ጃሸር

ምዕራፍ 1

1 እግዚአብሔርም አለ፡ — ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌአችን እንፍጠር፥ እግዚአብሔርም ሰውን በመልኩ ፈጠረው።

2 እግዚአብሔርም ሰውን ከመሬት አበጀው በአፍንጫውም የሕይወት እስትንፋስን እፍ አለበት ሰውም በንግግር የተሞላ ሕያው ነፍስ ሆነ ።

3 እግዚአብሔርም አለ። ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም፤ ለእርሱ ረዳት አደርግለታለሁ።

4፤ እግዚአብሔርም በአዳም ላይ ከባድ እንቅልፍን ጣለው፥ አንቀላፋም፥ ከጎድን አጥንቶቹም አንዱን ወሰደ፥ በላዩም ሥጋ ሠራ፥ አበጀው፥ ለአዳምም አቀረበው፤ አዳምም ከእንቅልፉ ነቃ፥ እነሆ አንዲት ሴት በፊቱ ቆማ ነበር ።

5 ይህች አጥንት ከአጥንቴ ናት እርስዋም ሴት ትባል፤ ይህች ከወንድ ተወስዳለች፤ አዳምም የሕያዋን ሁሉ እናት ናትና ስሟን ሔዋን ብሎ ጠራው።

6፤ እግዚአብሔርም፡ ባረካቸው፡ ስሞቻቸውንም ፡ በፈጠረባቸው፡ ቀን ፡ አዳምንና ፡ ሔዋንን ፡ ብሎ፡ ጠራቸው፡ እግዚአብሔርም፡ አለ ፡ ብዙ፡ ተባዙ፡ ምድርንም፡ ሙሏት ።

7 እግዚአብሔር አምላክም አዳምንና ሚስቱን ወሰደ፥ ያበጃትም ይጠብቃትም ዘንድ በዔድን ገነት አኖራቸው። ከገነት ዛፍ ሁሉ ትበላላችሁ ነገር ግን መልካምንና ክፉን ከሚያስታውቀው ዛፍ እንዳትበሉ አዘዛቸው። ከእርሱ በበላህ ቀን ሞትን ትሞታለህና ።

8 እግዚአብሔርም በባረካቸውና ባዘዛቸው ጊዜ ከእነርሱ ሄደ፤ አዳምና ሚስቱም እግዚአብሔር ባዘዛቸው ትእዛዝ በገነት ውስጥ ተቀመጡ።

9 እግዚአብሔርም ከእነርሱ ጋር በምድር ላይ የፈጠረው እባብ ያዘዛቸውን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ እንዲጥሱ ሊያነሳሳቸው ወደ እነርሱ መጣ።

10 እባቡም ሴቲቱን ከእውቀት ዛፍ ትበላ ዘንድ አታልሎ አባታት፤ ሴቲቱም የእባቡን ቃል ሰማች፥ የእግዚአብሔርንም ቃል ተላለፈች፥ መልካምንና ክፉን ከሚያስታውቀው ዛፍ ወሰደች። በላች፥ ከእርሱም ወስዳ ለባልዋ ሰጠችው እርሱም በላ ።

11 አዳምና ሚስቱም ያዘዛቸውን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ተላልፈዋል፣ እግዚአብሔርም አወቀው፣ ቍጣውም በእነርሱ ላይ ነደደና ረገማቸው።

12፤ እግዚአብሔርም፡ እግዚአብሔር ፡ በዚያ ፡ ቀን ፡ ከኤደን ፡ ገነት ፡ የወሰዷትን ፡ ምድር ፡ ያርሱ ዘንድ፡ አሳዳቸው፡ ኼዱም በዔድን ገነት፡ ምሥራቅ ፡ ተቀመጡ። አዳምም ሚስቱን ሔዋንን አወቀ፤ እርስዋም ሁለት ወንዶችና ሦስት ሴቶች ልጆችን ወለደች ።

13 በከንቱ ወደ ምድር ገባን በከንቱም እንሆናለን ብላለችና የበኵር ልጁን ስም ቃየን ብላ ጠራችው። ከእሱ ይወሰዱ.

14 ልጆቹም አደጉ፥ አባታቸውም በምድር ላይ ርስት ሰጣቸው። ቃየንም መሬትን ገበሬ፥ አቤልም በግ ጠባቂ ነበረ ።

15፤ ከጥቂት ዓመታትም በኋላ ለእግዚአብሔር የሚገመተውን መሥዋዕት አቀረቡ፥ ቃየንም ከምድር ፍሬ አቀረበ፥ አቤልም ከበጎቹ በኵራት ከስቡ አቀረበ፥ እግዚአብሔርም ተመለሰ። ወደ አቤልና ወደ መሥዋዕቱ አዘነበለ፥ እሳትም ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ወርዳ በላችው።

16 እግዚአብሔርም ወደ ቃየንና ወደ መሥዋዕቱ አልተመለሰም፥ ወደ እርሱም አላዘነበለምም፤ በእግዚአብሔር ፊት ከታናሹ የምድር ፍሬ አምጥቶ ነበርና፥ ቃየንም በወንድሙ በአቤል ላይ ቀናው፥ ስለዚህም ሊገድለውም ሰበብ ፈለገ ።

17 ከጥቂት ጊዜ በኋላም ቃየንና ወንድሙ አቤል ሥራቸውን ለመሥራት አንድ ቀን ወደ ሜዳ ሄዱ። ሁለቱም በእርሻ ነበሩ ቃየንም ያርስና ያረስ ነበር አቤልም መንጋውን ይጠብቅ ነበር። መንጋውም ቃየን በምድር ላይ ያረሰውን ክፍል አለፉ፥ ስለዚህም ቃየንን እጅግ አዘነ ።

18 ቃየንም ተቄጥቶ ወደ ወንድሙ ወደ አቤል ቀረበ፥ እንዲህም አለው፡ — ትቀመጥ ዘንድ በአንተም መካከል በእኔና በአንተ መካከል ምን አለ?

19 አቤልም ለወንድሙ ቃየን መለሰ እንዲህም አለው፡ — የመንጋዬን ሥጋ ትበላ ዘንድ ጠጕራቸውንም ትለብሳለህ በእኔና በአንተ መካከል ምን አለ?

20 አሁንም የለበስከውን የበጎቼን ጠጕር አውጣ፥ የበላኸውንም ፍሬአቸውንና ሥጋቸውን ክፈለኝ፥ ይህንም ባደረግህ ጊዜ፥ እንደ ሆንህ ከአገርህ እሄዳለሁ። ተናግሯል?

21 ቃየንም ወንድሙን አቤልን። ዛሬ ብገድልህ ደምህን ከእኔ ማን ይፈልጋል?

22፤ አቤልም ቃየንን መልሶ ፡ — በምድር ላይ የፈጠረን አምላክ በእውነት ፍርዴን ይበቀላል፤ ደሜንም ከአንተ ዘንድ ይፈልጋል፤ አንተ ትገድለኛለህ፤ እግዚአብሔር ፈራጅና ዳኛ ነው እርሱም እርሱ ነውና። ለሰው እንደ ክፋቱ፥ ለኃጢአተኛውም በምድር ላይ እንደሚሠራ እንደ ክፋቱ የሚመልስ ።

፳፫ እናም አሁን፣ በዚህ ብትገድለኝ፣ በእውነት እግዚአብሔር ምስጢራዊ አይታዎችህን ያውቃል፣ እናም ዛሬ በእኔ ላይ እንድታደርገኝ በተናገርከው ክፋት ይፈርድብሃል ።

፳፬ እናም ቃየን ወንድሙ አቤል የተናገረውን በሰማ ጊዜ፣ እነሆ፣ ይህን ነገር በመናገሩ የቃየል ቁጣ በወንድሙ አቤል ላይ ነደደ ።

25 ቃየንም ቸኩሎ ተነሥቶም የማረሻውን ብረት ወሰደ፥ ወዲያውም ወንድሙን መትቶ ገደለው፤ ቃየንም የወንድሙን የአቤልን ደም በምድር ላይ አፈሰሰው፥ የአቤልም ደም በላዩ ፈሰሰ። ከመንጋው በፊት ምድር.

፳፮ እናም ከዚህ በኋላ ቃየን ወንድሙን በመግደል ተጸጸተ፣ እናም በኀዘን አዘነ፣ እናም በእርሱ ላይ አለቀሰ፣ እናም እጅግ አበሳጨው።

27 ቃየንም ተነሥቶ በእርሻ ላይ ጉድጓዱን ቄፈረ፥ የወንድሙንም ሬሳ ጨመረበት፥ ትቢያውንም ገለበጠው።

28፤ እግዚአብሔርም፡ ቃየን፡ በወንድሙ፡ ላይ፡ ያደረገውን፡ አወቀ፥ እግዚአብሔርም፡ ለቃየል፡ ተገለጠለት፥ እንዲህም፡ አለው፡- ወንድምኽ፡ አቤል፡ ወዴት፡ ነው?

29 ቃየንም ተመሰስሎ፡ — አላውቅም፥ የወንድሜ ጠባቂ እኔ ነኝን? እግዚአብሔርም፡- ምን አደረግህ? የወንድምህ የደም ድምፅ ከገደልህበት ምድር ወደ እኔ ይጮኻል።

30 ወንድምህን ገድለሃልና፥ በፊቴም አዝነሃል፥ እንዳላይህም፥ ሥራህንም ሁሉ እንዳላውቅ በልብህ አስበሃል።

31 አንተ ግን ይህን አደረግህ ወንድምህንም በከንቱ ገደልከውና በትክክል ስለ ተናገረህ አሁንም አንተ የወንድምህን ደም ከእጅህ ለመቀበል አፍዋን ከከፈተች ምድር የተረገምህ ትሁን በእርሱም የቀብርህበት ምድር ነው። እሱን።

32 ባረስኸውም ጊዜ እንደ መጀመሪያው ኃይል ከእንግዲህ ወዲህ አይሰጥህም፤ እሾህና አሜከላም ምድር ታበቅላለችና፥ እስከ ሞትህም ቀን ድረስ ተንከራታችኍ በምድር ላይ ትቅከራለች።

33፤ በዚያም፡ ጊዜ፡ ቃየል፡ ከእግዚአብሔር፡ ፊት፡ ከነበረበት፡ ስፍራ፡ ወጣ፥ በምድሩም፡ ላይ፡ በኤደን፡ ምሥራቅ፡ ምሥራቅ፡ ነበረ፥ ርሱና፡ የርሱ፡ ኹሉ፡ ኼደ።

34 ቃየንም በዚያ ወራት ሚስቱን አወቀ፥ ፀነሰችም ወንድ ልጅንም ወለደች፥ ስሙም ሄኖክ ብሎ ጠራው፥ እንዲህም አለ፡ — በዚያን ጊዜ እግዚአብሔር በምድር ላይ ዕረፍትንና ጸጥታን ሰጠው።

፴፭ እናም በዚያን ጊዜ ቃየን ደግሞ ከተማን መሥራት ጀመረ፤ ከተማይቱንም ሠራ፥ ከተማይቱንም በልጁ ስም ሄኖክ ብሎ ጠራው። በዚያን ጊዜ እግዚአብሔር በምድር ላይ አሳርፎ ሰጥቶታልና፥ እንደ መጀመሪያውም አልተንከራተተም ነበርና።

36፤ ኢራድም ለሄኖክ ተወለደ፤ ኢራድም መቹኤልን ወለደ፤ መኩኤልም ማቱሳኤልን ወለደ።

ምዕራፍ 2

1 አዳምም በምድር ላይ በኖረ በመቶ ሠላሳኛው ዓመት ሚስቱን ሔዋንን ዳግመኛ አወቃት፥ ፀነሰችም፥ ወንድ ልጅንም በመልኩና በአምሳሉ ወለደች ስሙም ሴት ብላ ጠራችው። ቃየን ገድሎታልና እግዚአብሔር በአቤል ምትክ ሌላ ዘር አድርጎልኛልና።

2 ሴትም መቶ አምስት ዓመት ኖረ፥ ወንድ ልጅንም ወለደ። ሴትም የልጁን ስም ሄኖስ ብሎ ጠራው፡ -ምክንያቱም በዚያን ጊዜ የሰው ልጆች መብዛት ጀመሩ እና ነፍሶቻቸውንና ልባቸውን በእግዚአብሔር ላይ በመተላለፍ እና በማመፅ ያሠቃዩ ጀመር።

፫ እናም በሄኖስ ዘመን ነበር የሰው ልጆች የእግዚአብሔርን ቍጣ በሰው ልጆች ላይ እንዲያበዙ በእግዚአብሔር ላይ ማመፅና መተላለፍ ቀጠሉ።

4፤ የሰው ልጆችም ሄደው ሌሎችን አማልክት አመለኩ፥ በምድርም ላይ የፈጠራቸውን እግዚአብሔርን ረሱ፤ በዚያም ወራት የሰው ልጆች የናስና የብረት የእንጨትና የድንጋይ ምስሎችን አደረጉ፥ ሰገዱም፥ ሰገዱም። አገለገለላቸው።

5፤ ሰውም፡ ኹሉ፡ አምላኩን፡ አደረገ፡ ሰገዱላቸውም፥ የሰውም፡ ልጆች፡ በሄኖስና፡ በልጆቹ፡ ዘመን፡ ኹሉ፡ እግዚአብሔርን፡ ተው። በምድርም ላይ ስላደረጉት ስለ ርኩሰታቸውና ስለ ሥራቸው የእግዚአብሔር ቍጣ ነደደ።

፮ እናም እግዚአብሔር የግዮንን የወንዙን ውሃ አስጨነቃቸው፣ አጠፋቸውም፣ አጠፋቸውም፣ የምድርንም ሲሶ አጠፋ፣ እናም ይህ ቢሆንም፣ የሰው ልጆች ከክፉ መንገዳቸው አልተመለሱም፣ እና በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ነገር ለማድረግ እጅግና ተዘረጋ።

7 በዚያም ወራት በምድር ላይ ዘር ወይም ማጨድ አልነበረም; ለሰዎችም መብል አልነበረም፥ በዚያም ወራት ረሃቡ እጅግ ጸንቶ ነበር።

8 በዚያም ወራት በምድር ላይ የዘሩት ዘር እሾህና አሜኬላና አሜከላ ሆነ። ከአዳም ዘመን ጀምሮ አዳም በእግዚአብሔር ፊት በበደለው ኃጢአት ምክንያት ምድርን የረገመው የእግዚአብሔር እርግማን ስለ ምድር የተነገረ ነውና።

፱ እናም ሰዎች ማመፃቸውን እና በእግዚአብሔር ላይ መተላለፍን፣ እና መንገዳቸውን ባበላሹ ጊዜ፣ ምድር ደግሞ ተበላሸች።

10 ሄኖስም ዘጠና ዓመት ኖረ ቃይናንንም ወለደ።

11 ቃይናንም አደገ፥ ዕድሜውም የአርባ ዓመት ጕልማሳ ነበረ፥ ጥበበኛም ሆነ፥ በጥበብም ሁሉ አዋቂ ሆነ፥ በሰው ልጆችም ሁሉ ላይ ነገሠ፥ የሰውንም ልጆች ወደ ጥበብና ወደ እውቀት መራ። ቃይናን እጅግ ጥበበኛ ሰው ነበርና፥ በጥበብም ሁሉ አስተዋይ ነበረ፥ በጥበቡም መናፍስትንና አጋንንትን ይገዛ ነበር።

፲፪ እናም ቃይናን በጥበቡ እግዚአብሔር የሰውን ልጆች በምድር ላይ ኃጢአት በመሥራታቸው እንደሚያጠፋቸው፣ እና እግዚአብሔርም በኋለኛው ዘመን የጥፋት ውሃን እንደሚያመጣ አወቀ።

13 በዚያም ወራት ቃይናን ወደፊት የሚሆነውን በድንጋይ ጽላቶች ላይ ጻፈ በቤተ መዛግብቱም አኖራቸው።

14 ቃይናንም በምድር ሁሉ ላይ ነገሠ፥ የሰውንም ልጆች እግዚአብሔርን ለማገልገል መለሰ።

15 ቃይናንም የሰባ ዓመት ሰው በሆነ ጊዜ ሦስት ወንዶችና ሁለት ሴቶች ልጆችን ወለደ።

16 የቃይናንም ልጆች ስም ይህ ነው፤ የበኵሩ ልጅ ስም መላልኤል፥ የሁለተኛውም ዔናን፥ የሦስተኛውም መርዕድ፥ እኅቶቻቸውም ዓዳና ሴላ ነበሩ። እነዚህ የተወለዱለት የቃይናን አምስት ልጆች ናቸው።

17፤ የማቱሳኤልም፡ ልጅ፡ ላሜሕ፡ ከቃይናን ጋር፡ በጋብቻ፡ ዘመድ፡ ኾነ፥ ሁለቱን፡ ሴቶች፡ ልጆቹን፡ ለሚስቶቹ፡ አገባ።

18 ደግሞም ፀነሰች ወንድ ልጅንም ወለደች ስሙም ዩባል ብላ ጠራችው። እኅቷ ዚላም በዚያን ጊዜ መካን ነበረች፥ ዘርም አልነበራትም።

19 በዚያም ወራት የሰው ልጆች እግዚአብሔርን መተላለፍ ጀመሩና፥ በምድርም ላይ እንዲበዙና እንዲበዙ ለአዳም ያዘዘውን ትእዛዛት መተላለፍ ጀመሩ።

20 ከሰዎችም ልጆች መካከል አንዳንዶቹ ሚስቶቻቸውን አጠጡአቸው፤ መልካቸውም እንዲይዝና መልካቸው እንዳይጠፋ መካን የሚያደርጋቸው።

21፤ የሰዎችም፡ ልጆች፡ ሚስቶቻቸውን፡ አጠጡ፡ ሲላም ከእነርሱ ጋር ጠጣ።

22፤ የሚወልዱ ሴቶችም ባሎቻቸው እንደ ሞቱባቸው፥ ባሎቻቸውም በሕይወት እያሉ በባሎቻቸው ፊት አስጸያፊ ሆነው ታዩ፤ መካን ለሆኑት ብቻ ይተባበሩ ነበርና።

23 ከዘመናትም ከዓመታትም በኋላ ሴላ በሸመገለ ጊዜ እግዚአብሔር ማኅፀንዋን ከፈተላት።

24 ፀነሰችም ወንድ ልጅንም ወለደች ስሙንም ቱባልቃየን ብላ ጠራችውና፡ — ከደረቀሁ በኋላ ሁሉን ከሚችል አምላክ አገኘሁት ብላለች።

25 ደግሞም ፀነሰች ሴት ልጅንም ወለደች ስሟንም ንዕማን ብላ ጠራችው፤ ምክንያቱም ከጠወለኩ በኋላ ተድላና ደስታ አግኝቻለሁ ብላለች።

26፤ ላሜሕም፡ ሸመገለ፥ ሸመገለም፥ አያይምም ዘንድ ዓይኑ ፈዝዞ ነበር፥ ልጁም ቱባልቃየን እየመራው ነበር፤ አንድ ቀንም ላሜሕ ወደ ሜዳ ገባ፥ ልጁም ቶባልቃየን ከእርሱ ጋር ነበረ። በሜዳም ሲሄዱ የአዳም ልጅ ቃየን ወደ እነርሱ ቀረበ። ላሜሕ በጣም ሸመገለ ብዙም ማየት አይችልም ነበርና፤ ልጁም ቶባል ቃየን ገና ታናሽ ነበረ።

27 ቶባል ቃየንም ለአባቱ ቀስቱን እንዲሳበው ነገረው፤ ቀስቶቹም ቃየንን ገና በሩቅ መታው፥ ገደለውም፥ ለእነርሱም እንስሳ ሆኖ ተገለጠ።

28 ፍላጻዎቹም ወደ ቃየን ሥጋ ገቡ ከእነርሱም የራቀ ቢሆንም በምድር ላይ ወድቆ ሞተ።

29 እግዚአብሔርም እንደ ተናገረው የቃየንን ክፋት በወንድሙ በአቤል ላይ እንዳደረገው ክፋትን መለሰለት።

፴ እናም እንዲህ ሆነ ቃየን በሞተ ጊዜ ላሜህና ቱባል ያረዱትን እንስሳ ለማየት ሄዱ፣ እናም አዩት፣ አያታቸው ቃየንም በምድር ላይ ወድቆ ነበር።

፴፩ እናም ላሜህ ይህን ስላደረገው እጅግ አዘነ፣ እናም እጆቹን በማጨብጨብ ልጁን መትቶ ገደለው።

32 የላሜሕም ሚስቶች ላሜሕ ያደረገውን ሰምተው ሊገድሉት ፈለጉ።

33፤ የላሜሕም፡ ሚስቶች፡ ከዚያ፡ ቀን፡ ዝምሮ፡ ጠሉት፥ ቃየንንና፡ ቶባልቃይንን፡ ስለ፡ ገደለ፡ የላሜሕም፡ ሚስቶች፡ ከርሱ፡ ተለይተዋልና፥ በዚያም፡ ወራት፡ አልሰሙትም።

34 ላሜሕም ወደ ሚስቶቹ መጣ፥ ስለዚህ ነገር እንዲሰሙት ግድ አላቸው።

35፤ ሚስቶቹንም፡ አዳና፡ ሲላን፡ አላቸው፡- የላሜሕ፡ ሴቶች፡ ሆይ፥ ቃሌን፡ ስሙ፥ ቃሌን፡ አደምጡ፡ አስበውና ኽና፡ አስባችኋልና፡ ሰውንን፡ በቍስልቴ፡ ሕፃንንም፡ ስለ፡ ማድረጋቸው፡ በቍስልቴ፡ በቍስል፡ ገድዬ፡ እንደ፡ ገድላችኋለኹ፡ አላችኹ። ግፍ የለም፥ ነገር ግን እኔ አርጅቻለሁና ግራጫማ እንደ ሆንሁ፥ ዓይኖቼም ከእርጅና የተነሣ እንደ ከብዱ እወቁ፥ ይህን ምሳላውቅ አድርጌአለሁ።

36፤ የላሜሕም፡ ሚስቶች፡ በዚህ፡ ነገር፡ ሰሙት፥ በአባታቸው፡ በአዳምም፡ ምክር፡ ወደ፡ ርሱ፡ ተመለሱ፤ ነገር፡ ግን፡ በዚያ፡ ጊዜ፡ በእግዚአብሔር፡ ቍጣ፡ በ፹፫፡ ልጆች፡ ላይ፡ እንደ፡ ጨመረ፡ አወቁ፡ ከዚያ፡ ጊዜ፡ ዝምሮ፡ ልጅ፡ አልወለዱለትም። ሰዎች ስለ ክፉ ሥራቸው በጥፋት ውኃ ያጠፋቸው ዘንድ።

37 የቃይናንም ልጅ መላልኤል ስድሳ አምስት ዓመት ኖረ ያሬድንም ወለደ። ያሬድም ስድሳ ሁለት ዓመት ኖረ ሄኖክንም ወለደ።

ምዕራፍ 3

1 ሄኖክም ስድሳ አምስት ዓመት ኖረ፥ ማቱሳላንም ወለደ፤ ሄኖክም ማቱሳላን ከወለደ በኋላ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ፥ እግዚአብሔርንም አገለገለ፥ የሰውንም ክፉ መንገድ ናቀ።

2 የሄኖክም ነፍስ በእግዚአብሔር ምክር በእውቀትና በማስተዋል ተጠመጠመች። በጥበብም ከሰዎች ልጆች ራቀ፥ ከእነርሱም ለብዙ ቀናት ተሰወረ።

3 ብዙ ዓመትም ባለ ጊዜ እግዚአብሔርን እያገለገለ በቤቱም በፊቱ ሲጸልይ የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ ጠራውና። እነሆኝ አለ።

4፤ ርሱም፡ አለ፡- ተነሥተኽ፡ ከቤትኽና፡ ከተሸሸግበት፡ ቦታ፡ ውጣ፥ ለሰዎችም፡ ልጆች፡ የሚሄዱበትን፡ መንገድና፡ የሚያስገቡትን፡ ሥራ፡ ታስተምራቸው፡ ዘንድ፡ ተገለጠላቸው። ወደ እግዚአብሔር መንገድ መግባትን አሳካ።

፭ እናም ሄኖክ እንደ እግዚአብሔር ቃል ተነሥቶ ከቤቱ፣ ከተደበቀበት ስፍራና ከጓዳው ወጣ። ወደ ሰው ልጆችም ሄዶ የእግዚአብሔርን መንገድ አስተማራቸው፥ በዚያን ጊዜም የሰውን ልጆች ሰብስቦ የእግዚአብሔርን ምክር አስረዳቸው።

6፤ የእግዚአብሔርን፡ መንገድና፡ መልካሙን፡ ሥራ፡ ያውቅ ዘንድ፡ የሚወድ፡ ሰው፡ ወዴት፡ ነው፤ ብሎ፡ የሰው፡ ልጆች፡ በሚቀመጡበት፡ ኹሉ፡ ይሰብክ፡ አዘዘ። ወደ ሄኖክ ይምጣ።

7 ያን ጊዜም የሰው ልጆች ሁሉ ወደ እርሱ ተሰበሰቡ፤ ይህን ነገር የሚፈልጉ ሁሉ ወደ ሄኖክ ሄዱ፤ ሄኖክም እንደ እግዚአብሔር ቃል በሰው ልጆች ላይ ነገሠ፤ እነርሱም ቀርበው ሰገዱለት፥ ቃሉንም ሰሙ። .

8 የእግዚአብሔርም መንፈስ በሄኖክ ላይ ነበረ፥ የእግዚአብሔርንም ጥበብና መንገዱን ሁሉ አስተማራቸው፥ የሰው ልጆችም በሄኖክ ዘመን ሁሉ እግዚአብሔርን አገለገሉ፥ ጥበቡንም ሊሰሙ መጡ።

፱ እናም የሰው ልጆች ነገሥታት ሁሉ ፊተኛውና ኋለኛው፣ አለቆቻቸውና መሣፍንቶቻቸው ጥበቡን በሰሙ ጊዜ ወደ ሄኖክ መጡ፣ ሰገዱለትም፣ በላያቸውም እንዲነግሥ ሄኖክን ጠየቁት። ,እሱም ፈቅዶለታል.

፲ እናም በጠቅላላው አንድ መቶ ሠላሳ ነገሥታትና መኳንንት ሰበሰቡ፣ ሄኖክንም አነገሡባቸው እና ሁሉም በእርሱ ሥልጣንና ትእዛዝ ሥር ነበሩ።

፲፩ እናም ሄኖክ ጥበብን፣ እውቀትንና የእግዚአብሔርን መንገድ አስተማራቸው። በመካከላቸውም ሰላም አደረገ፣ በሄኖክም ሕይወት በምድር ላይ ሰላም ሆነ።

12 ሄኖክም በሰዎች ልጆች ላይ ሁለት መቶ አርባ ሦስት ዓመት ነገሠ፥ ከሕዝቡም ሁሉ ጋር ጽድቅንና ጽድቅን አደረገ፥ በእግዚአብሔርም መንገድ መራቸው።

13፤ የሄኖክ፡ ትውልድ፡ ማቱሳላ፡ ኤልሳዕና፡ የአቤሜሌክ፡ ትውልድ፡ ይህ፡ ነው። እኅቶቻቸውም ሜልካና ናሕማ ነበሩ፤ ማቱሳላም ሰማንያ ሰባት ዓመት ኖረ ላሜህንም ወለደ።

14 ላሜሕም በኖረ በአምሳ ስድስተኛው ዓመት አዳም በሞተ ጊዜ። በሞተ ጊዜ የዘጠኝ መቶ ሠላሳ ዓመት ጉልማሳ ነበረ፥ ሁለቱ ልጆቹም ከሄኖክና ከልጁ ማቱሳላ ጋር እግዚአብሔር በነገረው ዋሻ ውስጥ እንደ ነገሥታት መቃብር በታላቅ ክብር ቀበሩት።

15 በዚያም ስፍራ የሰው ልጆች ሁሉ ስለ አዳም ታላቅ ልቅሶና አለቀሱ። ስለዚህ በሰው ልጆች መካከል እስከ ዛሬ ልማድ ሆኖአል።

16 አዳምም ከእውቀት ዛፍ ስለ በላ ሞተ። እግዚአብሔር አምላክ እንደ ተናገረው እርሱና ከእርሱ በኋላ ልጆቹ።

፲፯ እናም አዳም በሞተበት ዓመት ሄኖክ የነገሠ ሁለት መቶ አርባ ሦስተኛው ዓመት ነው፤ በዚያን ጊዜ ሄኖክ ከሰዎች ልጆች ሊለይና ለማገልገል እንደ መጀመሪያው ራሱን ሊሰወር አሰበ። ጌታ።

፲፰ እናም ሄኖክ እንዲሁ አደረገ፣ ነገር ግን ራሱን ከእነርሱ ሙሉ በሙሉ አልሸሸገምም፣ ነገር ግን ከሰዎች ልጆች ለሦስት ቀን ርቆ ከዚያ አንድ ቀን ወደ እነርሱ ሄደ።

19 በእልፍኙም በነበረባቸው ሦስት ቀን ጸለየ አምላኩንም እግዚአብሔርን አመሰገነ፤ ሄዶም ለገዥዎቹ በተገለጠበት ቀን የእግዚአብሔርን መንገድ አስተማራቸው፥ ሁሉንም ጠየቁት። ስለ ጌታ ነገራቸው።

20 እንዲህም ለብዙ ዓመታት አደረገ፥ ከዚያም በኋላ ለስድስት ቀን ተሸሸገ፥ በሰባትም አንድ ቀን ለሕዝቡ ተገለጠ። ከዚያም በኋላ በወር አንድ ጊዜ ከዚያም በዓመት አንድ ጊዜ፣ ነገሥታት፣ አለቆችና የሰው ልጆች ሁሉ እስኪፈልጉት ድረስ፣ እና እንደገና የሄኖክን ፊት ለማየት እና ቃሉን ለመስማት ፈለጉ። ነገር ግን የሰው ልጆች ሁሉ ሄኖክን እጅግ ስለፈሩት አልቻሉም፣ እናም በፊቱ ላይ ከተቀመጠው ከእግዚአብሔር መሰይ ፍርሃት የተነሳ ወደ እርሱ ይቀርቡ ዘንድ ፈሩ። ስለዚህ ማንም ሰው ሊቀጣው እና ሊሞት ይችላል ብሎ በመፍራት ሊመለከተው አልቻለም።

፳፩ እናም ነገሥታቱና መኳንንቱ ሁሉ የሰውን ልጆች ሰብስበው ወደ ሄኖክ ለመምጣት ወሰኑ፣ ሁሉም እርሱ በመካከላቸው በሚወጣበት ጊዜ ያናግሩት ዘንድ በማሰብ፣ እና እንዲሁ አደረጉ።

22፤ ሄኖክም የወጣበት ቀን ደረሰ፥ ሁሉም ተሰብስበው ወደ እርሱ መጡ፤ ሄኖክም የእግዚአብሔርን ቃል ነገራቸው ጥበብንና እውቀትንም አስተማራቸው፥ ሰገዱለትም፥ እነርሱም፡ — ንጉሡ በሕይወት ይኑር፡ አሉት። !ንጉሱ ይኑር!

፳፫ እናም ከጥቂት ጊዜ በኋላ ነገሥታቱና መኳንንቱ የሰው ልጆችም ሄኖክን ሲያናግሩት ሄኖክም የእግዚአብሔርን መንገድ ሲያስተምር፥ እነሆ የጌታ መልአክ ከሰማይ ሄኖክን ጠርቶ ያመጣው ዘንድ ወደደ። በምድር ላይ በሰው ልጆች ላይ እንደ ነገሠ በእግዚአብሔር ልጆች ላይ ያነግሥ ዘንድ እስከ ሰማይ ድረስ።

24 በዚያን ጊዜ ሄኖክ ይህን በሰማ ጊዜ ሄዶ በምድር የሚኖሩትን ሁሉ ሰበሰበ፥ ጥበብንና እውቀትንም አስተማራቸው፥ መለኮታዊ መመሪያም ሰጣቸው፥ እንዲህም አላቸው፡ — ወደ ሰማይ እንዳርግ ተፈለግሁ፤ ስለዚህም አላደርግም። የምሄድበትን ቀን እወቅ።

25 አሁንም ጥበብንና እውቀትን አስተምርሃለሁ፥ ሳልለይህም አስተምርሃለሁ፤ በምትኖርበትም ምድር ላይ እንዴት ትሠራለህ። እርሱም አደረገ።

26 ጥበብንና እውቀትን አስተማራቸው፥ ተግሣጽም ሰጣቸው፥ ገሠጻቸውም፥ በፊታቸውም በምድር ላይ እንዲያደርጉ ሥርዓትንና ፍርድን አኖረ፥ በመካከላቸውም ሰላምን አደረገ፥ የዘላለምንም ሕይወት አስተማራቸው ከእነርሱም ጋር አደረ። ይህን ሁሉ አስተምራቸው።

፳፯ እናም በዚያን ጊዜ የሰው ልጆች ከሄኖክ ጋር ነበሩ፣ ሄኖክም ይናገራቸው ነበር፣ ዓይኖቻቸውንም አነሱ የታላቁ ፈረስም አምሳያ ከሰማይ ወረደ፣ ፈረሱም በአየር ላይ ሄደ።

፳፰ እናም ያዩትን ለሄኖክ ነገሩት፣ ሄኖክም እንዲህ አላቸው፡ — ይህ ፈረስ በእኔ ምክንያት ወደ ምድር ይወርዳል። ከአንተ የምሄድበት ጊዜ ደርሶአልና ከእንግዲህም ወዲህ በአንተ ዘንድ የማልታይበት ጊዜ ደርሶአል።

29 ፈረሱም በዚያን ጊዜ ወርዶ በሄኖክ ፊት ቆመ፥ ከሄኖክም ጋር የነበሩት የሰው ልጆች ሁሉ አዩት።

30፤ ሄኖክም፡ ደግሞ፡ ድምፅ፡ እንዲሰብክ፡ አዘዘ፡ የአምላኩን፡ የእግዚአብሔርን፡ መንገድ፡ ማወቅ፡ የሚወድ፡ ሰው፡ ወዴት፡ አለ፤ ከእኛ፡ ሳይወሰድን፡ በፊት፡ ዛሬ፡ ወደ ሄኖክ፡ ይምጣ።

31 የሰውም ልጆች ሁሉ ተሰብስበው በዚያ ቀን ወደ ሄኖክ መጡ። በዚያም ቀን የምድር ነገሥታት ሁሉ አለቆቻቸውና አማካሪዎቻቸው ከእርሱ ጋር ቀሩ። ሄኖክም የሰውን ልጆች ጥበብንና እውቀትን አስተማራቸው፥ እግዚአብሔርንም አስተምራቸው። በሕይወታቸውም ዘመን ሁሉ እግዚአብሔርን እንዲያመልኩ በመንገዱም እንዲሄዱ አዘዛቸው፥ በመካከላቸውም ሰላምን አደረገ።

32 ከዚህም በኋላ ተነሥቶ በፈረስ ላይ ተቀመጠ። እርሱም ወጣ፥ የሰው ልጆችም ሁሉ

ስምንት መቶ ሺህ የሚያህሉ ሰዎች ተከተሉት። አንድ ቀንም መንገድ ከእርሱ ጋር ሄዱ።

33 በሁለተኛውም ቀን። ወደ ድንኳኖቻችሁ ተመለሱ፥ ስለ ምን ትሄዳላችሁ? ምናልባት ልትሞት ትችላለህ; ከእነርሱም አንዳንዶቹ ከእርሱ ሄዱ፥ የቀሩትም የስድስት ቀን መንገድ ከእርሱ ጋር ሄዱ። ሄኖክም በየቀኑ፡ - እንዳትሞቱ ወደ ድንኳኖቻችሁ ተመለሱ አላቸው። ሊመለሱም አልወደዱም ከእርሱም ጋር ሄዱ።

34 በስድስተኛውም ቀን ከሰዎቹ አንዳንዶቹ ቀርተው ከእርሱ ጋር ተጣበቁ፥ እነርሱም። በጌታ ሕያው ሆነን ሞት ብቻ ይለየናል።

35 ከእርሱም ጋር ይሄዱ ዘንድ እጅግ ለመኑ፥ ንግግሩንም ተወ። ተከተሉትም ሊመለሱም አልወደዱም።

፴፮ እናም ነገሥታቱ በተመለሱ ጊዜ ከሄኖክ ጋር የሄዱትን የቀሩትን ሰዎች ቍጥር ለማወቅ የሕዝብ ቆጠራ እንዲደረግ አደረጉ። በሰባተኛውም ቀን ነበር ሄኖክ በዐውሎ ነፋስ ፈረሶችንና የእሳት ሰረገሎችን ይዞ ወደ ሰማይ ወጣ።

፴፯ በስምንተኛውም ቀን ከሄኖክ ጋር የነበሩት ነገሥታት ሁሉ ከሄኖክ ጋር የነበሩትን ሰዎች ቍጥር ወደ ሰማይ በወጣበት ስፍራ ይመልሱ ዘንድ ላኩ።

38 እነዚያም ነገሥታት ሁሉ ወደ ስፍራው ሄዱ፥ ምድርም በበረዶ ተሞልታ አገኛቸው፥ በበረዶውም ላይ ትላልቅ ድንጋዮች ነበሩ፥ አንዱም ሌላውን፦ ና፥ በረዶውን ተሻግረን እንይ፥ ምናልባት ሰዎቹን እንይ አለው። ከሄኖክ ጋር የቀሩት ሞተዋል፣ እናም አሁን በበረዶ ድንጋይ ስር ናቸው፣ ፈልገውም አላገኙትም፣ ወደ ሰማይ አርጓልና።

ምዕራፍ 4

፩ ሄኖክም በምድር ላይ የኖረበት ዘመን ሁሉ ሦስት መቶ ስድሳ አምስት ዓመት ሆነ።

፪ እናም ሄኖክ ወደ ሰማይ በወጣ ጊዜ የምድር ነገሥታት ሁሉ ተነሥተው ልጁን ማቱሳላን ወሰዱትና ቀባው፥ በአባቱም ፋንታ አነገሡት።

3 ማቱሳላም አባቱ ሄኖክ እንዳስተማረው በእግዚአብሔር ፊት ቅን ነገር አደረገ፤ እንዲሁም ደግሞ በሕይወት ዘመኑ ሁሉ የሰው ልጆች ጥበብንና ዕውቀትን እግዚአብሔርን መፍራት አስተምሯል፤ ከመልካምም አልተመለሰም። ወደ ቀኝ ወይም ወደ ግራ መንገድ.

4፤ በኋለኛው፡ ማቱሳላ፡ ጊዜ፡ የሰው፡ ልጆች፡ እግዚአብሔርን፡ ተመለሱ፥ ምድርንም፡ አረከሱ፥ እርስ በርሳቸውም ዘረፉ፥ ዘርፈዋል፥ በእግዚአብሔርም፡ ላይ፡ ዐመፁ፥ ዐመፁም፥ መንገዳቸውንም፡ አረከሱ፥ አልሰሙምም። የማቱሳላ ድምፅ በእርሱ ላይ ዐመፀ።

፭ እናም እግዚአብሔር በእነርሱ ላይ እጅግ ተቆጣ፣ እናም እግዚአብሔር በእነዚያ ቀናት ዘሩን ማጥፋት ቀጠለ፣ ስለዚህም በምድር ላይ መዝራትና ማጨድ አልነበረም።

6 ለድጋፍ የሚሆን ምግብ ለማግኘት መሬቱን ሲዘሩ፥ እነሆ፥ ያልዘሩት እሾህና አሜከላ ወጣ።

7 እና አሁንም የሰው ልጆች ከክፉ መንገዳቸው አልተመለሱም፥ በእግዚአብሔርም ፊት ክፉ ነገር ለማድረግ እጆቻቸው ገና ተዘረጉ፥ እግዚአብሔርንም በክፉ መንገዳቸው አስቄጡት፥ እግዚአብሔርም ተቄጣ፥ ስለዚህም ተጸጸተ። ሰውን ፈጠረ።

8 ሊያጠፋቸውና ሊያጠፋቸውም አሰበ፥ እንዲህም አደረገ።

9 በዚያም ዘመን የማቱሳላ ልጅ ላሜሕ መቶ ስድሳ ዓመት ሲሆነው የአዳም ልጅ ሴት ሞተ።

10 ሴትም የኖረበት ዘመን ሁሉ ዘጠኝ መቶ አሥራ ሁለት ዓመት ሆነ፥ ሞተም።

11 ላሜሕም የመቶ ሰማንያ ዓመት ጕልማሳ ነበረ፥ የአጎቱን የሄኖክን ልጅ የኤልሳዕን ልጅ አሽሙን አገባ፥ ፀነሰችም።

12፤ በዚያም፡ ጊዜ፡ የሰው፡ ልጆች፡ መሬቱን፡ ዘሩ፥ ጥቂትም፡ መብል፡ ተገኘ፥ ነገር፡ ግን፥ የሰው፡ ልጆች፡ ከክፉ፡ መንገዳቸው፡ አልመለሱም፤ በእግዚአብሔርም፡ ላይ፡ ዐመፁ።

13 የላሜሕም ሚስት ፀነሰች ወንድ ልጅንም ወለደችለት በዚያን ጊዜ በዓመቱ አብዮት።

14፤ ማቱሳላም፡ ስሙን፡ ኖኅ፡ ብሎ፡ ጠራው፡ እንዲህ፡ ብሎ፡ ስሙን፦ ምድር፡ በዘመኑ፡ ዕረፍተ፡ ነበረች፥ ከጥፋትም፡ የራቀች፡ ነበረች፥ አባቱም፡ ላሜሕ፡ ስሙን፡ ስሙን፡ ምናኽ፡ ብሎ፡ ጠራው፡ እንዲህ፡ ብሎ፡ ጠራው፡ ይህ፡ በምድር፡ ላይ፡ ያለውን፡ ድካማችንን፡ ያጽናናናል፡ አለ። እግዚአብሔር ረግሞ ነበር።

15 ሕፃኑም አደገ፥ ጡትም ቄረጠ፥ በእግዚአብሔርም ፊት ፍጹምና ቅን ሆኖ በአባቱ በማቱሳላ መንገድ ሄደ።

፲፮ እናም በዚያን ወራት የሰው ልጆች ሁሉ ከወንዶችና ከሴቶች ልጆች ጋር በምድር ላይ እየበዙ ሲሄዱ ከእግዚአብሔር መንገድ ወጡ፣ እርስ በርሳቸውም ክፉ ሥራቸውን አስተማሩ በእግዚአብሔርም ላይ ኃጢአት ሠሩ።

17፤ ሰውም፡ ኹሉ፡ ለራሱ፡ አምላክ፡ አደረገ፥ እያንዳንዱም፡ ባልንጀራውንና፡ ዘመዱን፡ ዘረፈው፡ ዘረፉ፥ ምድርንም አበላሹ፥ ምድርም በግፍ ተሞላች።

18 ዳኞቻቸውና አለቆቻቸውም ወደ ሰው ሴቶች ልጆች ሄደው ሚስቶቻቸውን ከባሎቻቸው እንደ ምርጫቸው አስገድደው ወሰዱ፤ በዚያም ጊዜ የሰው ልጆች ከምድር እንስሳት የዱር አራዊትንና አእዋፍን ወሰዱ። ስለ አየሩ እና ጌታን ለማስቆጣት የአንዱ ዝርያ የእንስሳት ቅልቅል አስተማረ; እግዚአብሔርም ምድርን ሁሉ አይቶ ተበላሸች ሥጋ ለባሽ ሁሉ በምድር ላይ ሰዎችና እንስሳት ሁሉ መንገዱን አበላሽተዋልና።

19 ጌታም አለ፡ የፈጠርሁትን ሰው ከምድር ፊት፣ አዎን፣ ከሰው እስከ የሰማይ ወፎች፣ እንስሳትና እንስሳት በሜዳ ላይ ካሉት አጠፋለሁ፣ ስለፈጠርኳቸው ንስሃ እገባለሁና።

20 እግዚአብሔር የተናገረውን ክፉ ነገር በሰው ላይ ሳያመጣ በእግዚአብሔር መንገድ የሄዱ ሰዎች ሁሉ በዚያ ወራት ሞቱ፤

እግዚአብሔር የተናገረውን ክፉ ነገር እንዳያዩ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነበረና በዚያ ወራት ሞቱ። ስለ ሰውልጆች።

21 ኖኅም በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን አገኘ፣ እናም እግዚአብሔር ዘርን በምድር ሁሉ ላይ ያስነሣ ዘንድ እርሱንና ልጆቹን መረጠ።

ምዕራፍ 5

1 ኖኅም በኖረ በሰማንያ አራተኛው ዓመት የሴቶች ልጅ ሄኖክ ሞተ፥ በሞተ ጊዜ የዘጠኝ መቶ አምስት ዓመት ሰውነበረ።

2 ኖኅም በኖረበት መቶ ሰባ ዘጠነኛው ዓመት የሄኖስ ልጅ ቃይናን ሞተ፥ የቃይናንም ዕድሜ ሁሉ ዘጠኝ መቶ አሥር ዓመት ሆነ ፥ ሞተም።

3 ኖኅም በኖረ በሁለት መቶ ሠላሳ አራተኛው ዓመት የቃይናን ልጅ መላልኤል ሞተ የመላልኤልም ዕድሜ ስምንት መቶ ዘጠና አምስት ዓመት ሆነ ሞተም።

4 በዚያም ወራት የመሐላል ልጅ ያሬድ በኖኅ ሕይወት በሦስት መቶ ሠላሳ ስድስተኛው ዓመት ሞተ። ያሬድም የኖረበት ዘመን ሁሉ ዘጠኝ መቶ ስድሳ ሁለት ዓመት ሆነ ሞተም።

5 እግዚአብሔርንም የተከተሉት ሁሉ እግዚአብሔር በምድር ላይ ሊያደርግ የተናገረውን ክፉ ነገር ሳያዩ በዚያ ወራት ሞቱ።

፮ እናም ከብዙ አመታት በኋላ፣ በኖህ ህይወት በአራት መቶ ሰማንያኛው አመት እነዚያ ሁሉ እግዚአብሔርን የተከተሉት ከሰዎች መካከል ርቀው በሞቱ ጊዜ፣ እናም ማቱሳላ ብቻ የቀረው፣ እግዚአብሔር አለ። ለኖህና ማቱሳላ።

7 ተናገሩ ለሰውም ልጆች እንዲህ ብለህ ተናገር፡ — እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፡ — ከክፉ መንገዳችሁ ተመለሱ፥ ሥራችሁንም ተዉ፤ እግዚአብሔርም ባደረጋችሁት ክፉ ነገር ይጸጸታል፥ እርሱም ያደርግባችሁ ዘንድ የተናገረውን ክፉ ነገር እንዳያደርግ ይጸጸታል። ይምጡ።

8 እግዚአብሔር እንዲህ ይላልና፡ — እነሆ፥ መቶ ሀያ ዓመት ጊዜ እሰጣችኋለሁ። ወደ እኔ ብትመለሱ ክፉ መንገዳችሁን ብትተዉ እኔ ደግሞ ከነገርኋችሁ ክፉ ነገር እመልሳለሁ እርሱም ከቶ አይሆንም፥ ይላል እግዚአብሔር።

9 ኖኅና ማቱሳላም የእግዚአብሔርን ቃል ሁሉ ዘወትር ለሰዎች ልጆች በየቀኑ ተናገሩ።

10 የሰው ልጆች ግን አልሰሙአቸውም፥ ጆሮአቸውንም ወደ ቃላቸው አላዘነበሉም፥ አንገተ ደንዳኖችም ሆኑ።

11 እግዚአብሔርም የመቶ ሀያ ዓመት ጊዜ ሰጣቸው እንዲህም አላቸው፡ — ተመልሰው ቢመለሱ እግዚአብሔር ምድርን እንዳያጠፋ በክፉው ነገር ይጸጸታል።

12 የላሜሕ ልጅ ኖኅ በዚያን ጊዜ ልጆችን ሊወልድ ሚስት ከማግባት ተቆጠበ፤ በእውነት እግዚአብሔር ምድርን ያጠፋታል፤ ታዲያ ለምን ልጆችን እወልዳለሁ?

13 ኖኅም ጻድቅ ሰውነበረ፣ በትውልዱም ፍጹም ነበር፣ እናም እግዚአብሔር ከዘሩ ዘርን በምድር ላይ ያስነሣ ዘንድ መረጠው።

14፤ እግዚአብሔርም፡ ኖኅን፡ አለው፡ ለአንተ ፡ ሚስት፡ አግባ፡ ልጆችም፡ ወልድኽ፥ በዚህ፡ ትውልድ፡ በፊቴ፡ ጻድቅኽን፡ አየሁኽ።

15 ዘርህን ከአንተም ጋር በምድር መካከል ታስነሣለህ። ኖኅም ሄዶ ሚስት አገባ፥ የሄኖክንም ልጅ ንዕማን መረጣት፥ ዕድሜዋም አምስት መቶ ሰማንያ ዓመት ነበረች።

16 ኖኅም አራት መቶ ዘጠና ስምንት ዓመት ነበረ፥ ንዕማንንም አገባ።

17 ንዕማንም ፀነሰች ወንድ ልጅንም ወለደች፥ ስሙንም ያፌት ብሎ ጠራው፥ እንዲህም አለ። ደግሞም ፀነሰች ወንድ ልጅንም ወለደች ስሙንም ሴም ብሎ ጠራው።

18 ኖኅም አምስት መቶ ሁለት ዓመት ነበረው ንዕማንም ሴምን ወለደች፤ ልጆቹም አደጉ፥ አባታቸውም ማቱሳላና ኖኅ ያስተማሩአቸውን ሁሉ በእግዚአብሔር መንገድ ሄዱ።

19 ላሜሕም የኖህ አባት በእነዚያ ወራት ሞተ። እርሱ ግን በፍጹም ልቡ በአባቱ መንገድ አልሄደም፥ በኖኅም ሕይወት መቶ ዘጠና አምስተኛው ዓመት ሞተ።

20 ላሜሕም የኖረበት ዘመን ሁሉ ሰባት መቶ ሰባ ዓመት ሆነ ፥ ሞተም።

21፤ እግዚአብሔርን፡ ያወቁ፡ የሰው፡ ልጆች፡ ኹሉ፡ በዚያ፡ ዓመት፡ ሞቱ። እግዚአብሔር እንደ ተናገረው በወንድሞቻቸውና በዘመዶቻቸው ላይ የሚያመጣውን ክፋት እንዳያዩ እግዚአብሔር እንዲሞቱ ፈልጎ ነበርና።

22 በዚያን ጊዜ እግዚአብሔር ኖኅንና ማቱሳላን አላቸው፡ — ተነሡ፥ በዚያም ወራት ለእናንተ የነገርኋችሁን ቃል ሁሉ ለሰዎች ልጆች ንገሩአቸው፥ ምናልባት ከክፉ መንገዳቸው ይመለሱ ይሆናል፥ እኔም ከዚያ በኋላ ንስሐ እገባለሁ። ክፉ እና አያመጣም.

23 ኖኅና ማቱሳላም ቆሙ፥ እግዚአብሔርም ስለ እነርሱ የተናገረውን ሁሉ በሰው ልጆች ጆሮ ተናገሩ።

24 ነገር ግን የሰው ልጆች አልሰሙም፥ ጆሮአቸውንም ወደ ንግግራቸው ሁሉ አላዘነበሉም።

25፤ ከዚህም፡ በኋላ፡ እግዚአብሔር፡ ኖኅን፡ አለው፡ የሥጋ፡ ኹሉ፡ ፍጻሜ፡ ስለ፡ ክፉ፡ ሥራቸው፡ በፊቴ፡ መጥቷል፡ እናም፥ እንሆ፡ እኔ፡ ምድርን፡ አጠፋታለኹ።

26 የጎፈርን እንጨት ወስደህ ወደ አንድ ስፍራ ሂድ፥ ትልቅም መርከብ ሠርተህ በዚያ ስፍራ አስቀምጠው።

27፤ እንዲሁም ታደርገዋለህ። ርዝመቱም ሦስት መቶ ክንድ ወርዱ አምሳ ክንድ ቁመቱም ሠላሳ ክንድ ነው።

28፤ በጎኑም የተከፈተውን ደጅ ሥራ ለአንተም አንድ ክንድ ያህል ጨርሰህ በውስጥና በውጭ በቅጥራን ክዳን።

፳፱ እናም እነሆ የውሃን ጎርፍ በምድር ላይ አመጣለሁ፣ እናም ሥጋ ለባሽ ሁሉ ይጠፋል፣ በምድር ላይ ያለውም ሁሉ ከሰማይ በታች ይጠፋል።

30 አንተና ቤተ ሰዎችህ ሄደህ ከሕያዋን ፍጥረታት ሁሉ ሁለት ጥንድ ተባትና እንስት ሰብስብ፥ በምድርም ላይ ዘርን ያስነሣላቸው ዘንድ ወደ መርከብ አምጣው።

31 ለአንተና ለእነርሱም መብል ይሆን ዘንድ ከእንስሳ ሁሉ የሚበሉትን መብል ሁሉ ወደ አንተ ሰብስብ።

32 ለወንዶችህም ከሰዎች ሴቶች ልጆች ሦስት ቆነጃጅቶችን ምረጥ፥ ለወንዶች ልጆችህም ሚስቶች ይሁኑ።

33 ኖኅም ተነሥቶ መርከብን እግዚአብሔር ባዘዘው ስፍራ ሠራ፤ ኖኅም እግዚአብሔር እንዳዘዘውአደረገ።

34 ኖኅም በአምስት መቶ ዘጠና አምስተኛው ዓመቱ መርከብ መሥራት ጀመረ፤ እግዚአብሔርም እንዳዘዘ በአምስት ዓመት ውስጥ መርከቡን ሠራ።

35፤ እግዚአብሔርም፡ ኖኅን፡ እንዳዘዘው፡ ኖኅ፡ የማቱሳላን፡ ልጅ፡ የኤልያቄን፡ ሦስቱን፡ ሴቶች፡ ለልጆቹ፡ ሚስቶችን፡ አገባ።

36፤ በዚያም፡ ጊዜ፡ የሄኖክ፡ ልጅ፡ ማቱሳላ፡ ሞተ፡ ርሱም፡ በሞተ፡ ጊዜ፡ የነበረው፡ የዘጠኝ፡ መቶ፡ ስድሳ፡ ዓመት፡ ነበረ።

ምዕራፍ 6

1 በዚያን ጊዜ ማቱሳላ ከሞተ በኋላ እግዚአብሔር ኖኅን አለው፡ — አንተ ከቤተሰብህ ጋር ወደ መርከብ ግባ። እነሆ የምድርን አራዊት ሁሉ የምድር አራዊትንና የሰማይ ወፎችን ወደ አንተ እሰበስባለሁ፤ ሁሉምመጥተውመርከቢቱን ይከብባሉ።

2 አንተም ሄደህ በመርከቢቱ ደጆች አጠገብ ተቀመጥ፥ አራዊትም፥ አራዊትም፥ አእዋፍም ሁሉ ተሰብስበው በፊትህ ይሰፍራሉ፥ መጥተውም በፊትህ የሚደመጡትን ትወስዳለህ። በልጆቻችሁም እጅ አሳልፈህ ስጥ፥ ወደ መርከብም ያስገባቸዋል፥ በፊትህም የሚቆሙትን ሁሉ ተወው።

3፤ እግዚአብሔርም፡ ይህን፡ በማግሥቱ፡ አደረገ፥ አራዊትም፡ አራዊትና፡ ወፎችም፡ ብዙ፡ መጥተው፡ መርከቢቱን፡ ከበው።

4 ኖኅም ሄዶ በመርከቢቱ ደጃፍ ተቀመጠ በፊቱም የተሰማሩትን ሥጋ የለበሰውን ሁሉ ወደ መርከብ አገባ፥ በፊቱም የቆሙትን ሁሉ በምድር ላይ ተወ።

5፤ አንዲት አንበሳም መጣች፥ ሁለቱም ግልገሎችዋ ተባትና እንስት፥ ሦስቱም በኖኅ ፊት አጎንብሰው ነበር፤ ሁለቱም ልጆች አንበሳይቱን ተነሥተው መቱአት፥ ከስፍራዋም ሸሹአት፥ ሄደችም። ወደ ስፍራቸው ተመለሱ፥ በኖኅምፊት በምድር ላይ ተደፉ።

6አንበሳውምሸሽታ በአንበሶች በታ ቆመች።

7 ኖኅም አይቶ እጅግ ተደነቀ ተነሥቶም ሁለቱን ግልገሎች ይዞ ወደ መርከብ አገባቸው።

8 ኖኅም ወደ መርከብ ካመጣው በቀር አንድ ስንኳ እንዳይቀር ኖኅ በምድር ላይ ካሉ ፍጥረታት ሁሉ ወደ መርከብ አገባ።

9 ሁለት ሁለትም ሆነው ወደ ኖኅ ወደ መርከብ ገቡ ነገር ግን እግዚአብሔር እንዳዘዘው ከንጹሐን እንስሳትና ንጹሐን ወፎች ሰባት ጥንድ ጥንድ አመጣ።

10 አራዊት፣ አራዊት፣ አእዋፍም ሁሉ በዚያ ነበሩ፣ መርከቢቱንም በየሥፍራው ከበቡት፣ ዝናቡምከሰባት ቀን በኋላ አልወረደም።

11፤ በዚያም፡ ቀን፡ እግዚአብሔር፡ ምድርን፡ ኹሉ፡ አናወጠ፥ ፀሓይም፡ ጨለመ፥ የዓለምም፡ መሠረት፡ ተናደደ፥ ምድርም፡ ኹሉ፡ ታወከች፥ መብረቁም፡ በራ፡ ነጐድጓዱም፡ ጮኹ፡ ምንጒጒጉም፡ ኹሉ፡ አናወጡ። በምድር ላይ ከዚህ በፊት ለነዋሪዎች የማይታወቁትን ተሰብረዋል; እግዚአብሔርም የሰውን ልጆች ያስፈራ ዘንድ፥ በምድርምላይ ክፉ ነገር እንዳይሆን ይህን ታላቅ ሥራ አደረገ።

12 የሰው ልጆችም ከክፉ መንገዳቸው አልተመለሱም፥ የእግዚአብሔርንም ቍጣ በዚያን ጊዜ ጨመሩ፥ ወደዚህምሁሉ ልባቸውን እንኳ አላቀኑም።

13 ከሰባት ቀንም በኋላ፣ በኖኅ ሕይወት በስድስት መቶኛው ዓመት፣ የጥፋት ውኃ በምድር ላይ ሆነ።

14 የጥልቁም ምንጮች ሁሉ ተቀደዱ የሰማይም መስኮቶች ተከፈቱ ዝናቡምአርባ ቀንና አርባ ሌሊት በምድር ላይ ሆነ።

15 ኖኅና ቤተሰቡ ከእርሱም ጋር የነበሩት እንስሶች ሁሉ ከጥፋት ውኃ የተነሣ ወደ መርከብ ገቡ፤ እግዚአብሔርምዘጋው።

16 በምድር ላይ የቀሩትም የሰው ልጆች ሁሉ ከዝናብ የተነሣ በክፋት ደከሙ፤ ውኃውም በምድር ላይ በኃይል ስለ መጣ፥ እንስሳትና አራዊትምበመርከቢቱ ዙሪያ ነበሩ።

17፤ የሰዎችም፡ ልጆች፡ ሰባት፡ መቶ፡ ሺሕ፡ ያህሉ፡ ወንዶችና፡ ሴቶች፡ ተሰበሰቡ፥ ወደ ኖኅም፡ ወደ መርከብ፡ መጡ።

18 ኖኅንም ጠርተው፡ — በመርከብ ወደ አንተ እንድንመጣ ክፈትልን፤ ለምንስ እንሞታለን?

19 ኖኅምበታላቅ ድምፅ ከመርከቧ እንዲህ ሲል መለሰላቸው፡ — ሁላችሁ በእግዚአብሔር ላይ አላመፃችሁምን ስለዚህም እግዚአብሔር ያጠፋችሁና ከምድር ገጽ ያጠፋችሁ ዘንድ ይህን ክፉ ነገር አመጣባችሁ።

20 ከመቶ ሀያ ዓመት በፊት ለእናንተ የነገርኋችሁ ነገር ይህ አይደለምን፥ የእግዚአብሔርንም ቃል አልሰማችሁም፥ አሁንምበምድር ላይ ልትኖሩ ትወዳላችሁን?

21 ኖኅንም አሉት። በሕይወት እንድንኖር እንዳንሞትምክፈትልን።

22 ኖኅም መልሶ እንዲህ አላቸው። እግዚአብሔር እንደ ተወሰነው ጊዜ በሰጣችሁ በእነዚህ መቶ ሀያ ዓመታት ውስጥ ለምን አልተመለሳችሁም?

23 አሁን ግን መጥታችሁ ስለ ነፍሳችሁ ጭንቀት ይህን ንገሩኝ፤ አሁንም ደግሞ እግዚአብሔር አይሰማችሁም፥ በዚህ ቀንም አይሰማችሁም፥ ስለዚህምየምትፈልጉትን እንዳትፈጽሙ።

24 የሰው ልጆችም ዝናቡን ሊሸከሙት አልቻሉምና ከዝናብ የተነሣ ወደ መርከቡ ሊገቡና ሊገቡ ቀረቡ።

25፤ እግዚአብሔርም፡ በመርከቢቱ፡ ዙሪያ፡ የቆሙትን፡ አራዊትና፡ አራዊትን፡ ኹሉ፡ ላከ። አራዊትም አሸንፈው ከዚያ ቦታ አሳደዷቸው፤ እያንዳንዱም መንገዱን ሄደ፤ እንደገናም በምድር ላይ ተበተኑ።

26 ዝናቡምገና በምድር ላይ ጣለ፣ አርባ ቀንና አርባ ሌሊትም ወረደ፣ ውኃውም በምድር ላይ እጅግ አሸነፈ። በምድርም ላይ ወይም በውኃ ውስጥ ያለው ሥጋ ሁሉ፥ ሰውም ቢሆን፥

እንስሳትም፥ አራዊትም፥ ተንቀሳቃሽም ቢሆን ወይም የሰማይ ወፎች፥ ሞቱ፤ ኖኅና ከእርሱም ጋር በመርከብ ውስጥ የነበሩት ብቻ ቀሩ።
27 ውኆችም አሸነፈ፥ በምድርም ላይ እጅግ በዙ፥ መርከቢቱንም አነሡ፥ ከምድርም ተነሣች።
28፤ መርከቢቱም በውኃው ላይ ተንሳፈፈች፥ በውኃውም ላይ ተናወጠች፥ በውኆችም ውስጥ ያሉት ሕያዋን ፍጥረታት ሁሉ በድስት ውስጥ እንዳለ ድስት ተገለበጡ።
29 በታቦቱም ውስጥ የነበሩትን እንስሶች ሁሉ ታላቅ ጭንቀት ያዛቸው፥ መርከቢቱም ልትሰበር ፈለገች።
30፤ በመርከቢቱም፡ ያሉት፡ ሕያዋን፡ እንስሳት፡ ኹሉ፡ ደነገጡ፥ አንበሶችም አገሡ፥ በሬዎችም ጮኹ፥ ተኵላዎችም አለቀሱ፥ በመርከቢቱም ውስጥ ያሉት ሕያዋን ፍጥረታት ሁሉ በቋንቋቸው ተናገሩና አለቀሱ፥ ድምፃቸውም እስኪሰማ ድረስ። ኖኅና ልጆቹ በመከራቸው እጅግ ርቀው አለቀሱ። የሞት ደጃፍ ላይ መድረሳቸውን እጅግ ፈሩ።
31 ኖኅም ወደ እግዚአብሔር ጸለየ፥ ስለዚህም ወደ እርሱ ጮኸ፥ እንዲህም አለ፡ — አቤቱ እርዳን፥ ይህን በዙሪያችን ያለውን ክፉ ነገር ለመሸከም የሚያስችል ኃይል ስለሌለን የውኃው ሞገድ ከብቦናልና። ወንዞች አስፈሩን፣ የሞት ወጥመድ ከፊታችን ደረሰ። መልሰን አቤቱ፥ መልስልን፥ ፊትህን ወደ እኛ አብርቶ ማረን፥ ተቤዠን አድነን።
32 እግዚአብሔርም የኖኅን ቃል ሰማ፥ እግዚአብሔርም አሰበው።
33 ነፋስም በምድር ላይ አለፈ፥ ውኃውም ጸጥ አለ መርከቢቱም ቆመች።
34 የጥልቁ ምንጮችና የሰማይ መስኮቶች ተዘጉ፥ ከሰማይም ዝናብ ተከለከለ።
35፤ በዚያም ወራት ውኃው ቀነሰ፥ መርከቢቱም በአራራት ተራሮች ላይ ተቀመጠች።
36 ኖኅም የመርከቢቱን መስኮቶች ከፈተ፤ ኖኅም ያን ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ጮኸ፥ እንዲህም አለ፡ — ምድርንና ሰማያትን በእርሱም ያሉትን ሁሉ የፈጠርክ አቤቱ ነፍሳችንን ከዚህ እስራት አውጣ። ,እና እኛን ካኖርክበት እስር ቤት, በመቃተት በጣም ደክሞኛል.
37 እግዚአብሔርም የኖኅን ቃል ሰማ፥ እንዲህም አለው፡ — አንድ ዓመት ሙሉ ከሞላህ በኋላ ውጣ።
38 በዓመቱም አብዮት አንድ ዓመት ሙሉ በተፈጸመ ጊዜ ወደ ኖኅ መርከብ ውስጥ ለተቀመጠበት ጊዜ፣ ውኃው ከምድር ላይ ደረቀ፣ ኖኅም የመርከቧን ክዳን አራቀ።
39 በዚያን ጊዜ ከወሩም በሀያ ሰባተኛው ቀን ምድር ደረቀች፤ እግዚአብሔርም እስኪነግራቸው ድረስ ኖኅና ልጆቹ ከእርሱም ጋር የነበሩት ከመርከብ አልወጡም።
40፤ እግዚአብሔርም፡ እንዲወጡ፥ የተናገረ፡ ቀን፡ መጣ፥ ሁሉም፡ ከመርከቧ፡ ወጡ።
41 ሄደውም እያንዳንዱ ወደ መንገዱና ወደ ስፍራው ተመለሱ፤ ኖኅና ልጆቹም እግዚአብሔር በነገራቸው ምድር ተቀመጡ በዘመናቸውም ሁሉ እግዚአብሔርን አመለኩ፤ እግዚአብሔርም ኖኅንና ልጆቹን በእነርሱ ላይ ባረካቸው። ከመርከቧ መውጣት ።
42 እንዲህም አላቸው። ብዙ፥ ምድርንም ሁሉ ሙሏት። በርቱ፥ በምድርም ላይ እጅግ በዙ፥ በእርስዋም ተባዙ።

ምዕራፍ 7

1 የኖኅም ልጆች ስም ይህ ነው፤ ያፌት፥ ካም፥ ሴም፤ ከጥፋት ውኃም በኋላ ልጆች ተወለዱላቸው፤ ከጥፋት ውኃ በፊት ሚስቶችን አግብተዋልና።
2 እነዚህ የያፌት ልጆች ናቸው፤ ጎሜር፣ ማጎግ፣ ማዳይ፣ ያዋን፣ ቱባል፣ ሚሳቅ፣ ቲራስ ሰባት ልጆች።
3 የጎሜርም ልጆች አስኪናዝ፣ ረፋት፣ ቴጋርማ ነበሩ።
4 የማጎግም ልጆች ኤሊካናፍና ሉባል ነበሩ።
5፤ የማዳይም፡ ልጆች፡ አኮን፥ ዘኤሎ፥ ሓሶኒ፥ ሎጥ፡ ነበሩ።
6 የያዋንም ልጆች ኤልሳዕ፥ ተርሴስ፥ ኪቲም፥ ዱዶኒም ነበሩ።
7 የቱባልም ልጆች አሪፊ፥ ቄሴድ፥ ታዓሪ ነበሩ።
8፤ የሜሳሕም፡ ልጆች፡ ዴዶን፥ ዛሮን፥ ሳባሽኒ ፡ ነበሩ።
9 የቲራስም ልጆች ቤኒብ፥ ጌራ፥ ሉጺሪዮን፥ ጊላቅ ነበሩ። በየወገኖቻቸው የያፌት ልጆች እነዚህ ናቸው ቁጥራቸውም በዚያ ዘመን አራት መቶ ስድሳ ሰዎች ያህሉ ነበር።
10 የካምም ልጆች እነዚህ ናቸው። ኩሽ፥ ምጽራይም፥ ፉጥ፥ ከነዓን፥ አራት ልጆች። የኩሽም ልጆች ሳባ፥ ኤዊላ፥ ሳባታ፥ ራዕማ፥ ሳቴክ፥ የራዕማም ልጆች ሳባ፥ ድዳን ነበሩ።
11 የምጽራይምም ልጆች ሉድ፥ አኖም፥ ጳጥሮስ፥ ቃስሎት፥ ፋቶር ነበሩ።
12 የፉጥም ልጆች ጌቡል፥ ሃዳን፥ በናህ፥ አዳን።
13 የከነዓንም ልጆች ሲዶን፥ ሄት፥ አሞሪ፥ ጌርጋሺ፥ ሂዊ፥ አርቄ፥ ሰኒ፥ አሮዲ፥ ዚሞዲ፥ ካሚቲ ነበሩ።
14 የካም ልጆች በየወገኖቻቸው እነዚህ ናቸው፤ ቁጥራቸውም በዚያ ዘመን ሰባት መቶ ሠላሳ ሰዎች ያህሉ ነበር።
15 የሴምም ልጆች እነዚህ ናቸው; ኤላም፥ አሹር፥ አርፋክስድ፥ ሉድ፥ አራም፥ አምስት ልጆች። የኤላምም ልጆች ሱሳን፥ ማኩል፥ ሃርሞን ነበሩ።
16 የአሳርም ልጆች ሚሮስና ሞኪል ነበሩ፤ የአርፋክስድም ልጆች ሴሎክ፥ ዓናር፥ አሽኮል ነበሩ።
17 የሉድም ልጆች ፋቶርና ቢዛዮን ነበሩ፤ የአራምም ልጆች ዑጽ፣ ኩል፣ ጋትር እና ማሽ ነበሩ።
18 የሴም ልጆች በየወገኖቻቸው እነዚህ ናቸው። በዚያም ወራት ቁጥራቸው ሦስት መቶ የሚያህሉ ሰዎች ነበሩ።
19 የሴም ትውልድ ይህ ነው፤ ሴም አርፋክሳድን ወለደ፤ አርፋክስድ ሴሎምን ወለደ፤ ሴሎምም ዔቦርን ወለደ፤ ለዔቦርም ሁለት ልጆች ወለዱለት፤ የአንዱም ስም ፋሌቅ ነው፤

በእርሱ ዘመን የሰው ልጆች ተከፍለዋልና፤ በኋለኛው ዘመንም ምድር ተከፈለች።

20 የሁለተኛውም ስም ዮቅጣን ነበር፣ ይህም ማለት በእርሱ ዘመን የሰው ልጆች ሕይወት እየቀነሰ እና እየቀነሰ ነበር።

21 እነዚህ የዮቅጣን ልጆች ናቸው; አልሞዳድ፥ ሸላፍ፥ ጨዞርሞት፥ ይራክ፥ ሃዱሮም፥ ኦዜል፥ ዲቅላ፥ ኦባል፥ አቢማኤል፥ ሳባ፥ ኦፊር፥ ኤዊላ፥ ዮባብ፤ እነዚህ ሁሉ የዮቅጣን ልጆች ናቸው።

22 ወእምድኅረ፡ ፋሌቅ፡ ያን፡ ወለደ፡ ሴሮሕ፡ ወለደ፡ ሴሮሕ፡ ናኮር፡ ናኮር፡ ታራን፡ ወለደ፡ ታራ፡ ውእቱ፡ ሠላሳ፡ ስምንት፡ ዓመት፡ ነበረ፡ ሃራንን፡ ናኮርን፡ ወለደ።

23 የኖህም ልጅ የካም ልጅ ኩሽ በሸመገለው ወራት ሚስት አገባ፥ ወንድ ልጅንም ወለደች፥ ስሙንም ናምሩድ ብለው ጠሩት፤ በዚያን ጊዜም የሰው ልጆች ማመጽ ጀመሩ። እግዚአብሔርንም በደለ፥ ሕፃኑም አደገ፥ አባቱም እጅግ ወደደው፥ የእርጅናውም ልጅ ነበረና።

24፤ እግዚአብሔርም፡ ለአዳምና፡ ሚስቱ፡ ከገነት፡ በወጡ፡ ጊዜ፡ የሠራላቸው፡ የቁርበት፡ ልብስ፡ ለኩሽ፡ ተሰጣቸው።

25 አዳምና ሚስቱ ከሞቱ በኋላ ልብሶቹን ለያሬድ ልጅ ለሄኖክ ተሰጥቷልና ሄኖክም ወደ እግዚአብሔር ባረገ ጊዜ ለልጁ ማቱሳላ ሰጠው።

26 ማቱሳላም በሞተ ጊዜ ኖኅ ወስዶ ወደ መርከብ አወጣቸው፤ እርሱም ከመርከብ እስኪወጣ ድረስ አብረውት ነበሩ።

27 ሲወጡም ካም እነዚያን ልብሶች ከአባቱ ከኖኅ ሰረቀ፥ ወስዶም ከወንድሞቹ ሰወረው።

28 ካምም የበኵር ልጁን ኩሽን በወለደ ጊዜ ልብሶቹን በስውር ሰጠው፥ ከኩሽም ጋር ብዙ ቀን ቆዩ።

29 ኩሽም ደግሞ ከልጆቹና ከወንድሞቹ ሰወረው፤ ኩሽም ናምሩድን በወለደ ጊዜ ልብሶቹን ስለ ወደደለት ሰጠው፥ ናምሩድም አደገ፥ ሃያ ዓመትም በሆነ ጊዜ እነዚያን ልብሶች ለበሰ።

30 ናምሩድም ልብሱን በለበሰ ጊዜ በረታ፣ እግዚአብሔርም ኃይልንና ብርታትን ሰጠው፣ በምድርም ላይ ኃያል አዳኝ ነበረ፣ አዎን፣ በሜዳ ላይ ኃያል አዳኝ ነበረ፣ እንስሳትንም አዳነ፣ መሠዊያም ሠራ። እንስሳውንም በእግዚአብሔር ፊት አቀረበላቸው።

31 ናምሩድም በረታ፣ እናም ከወንድሞቹ መካከል ተነሳ፣ እናም የወንድሞቹን ጦርነት በዙሪያቸው ካሉ ጠላቶቻቸው ሁሉ ጋር ተዋጋ።

32፤ እግዚአብሔርም፡ የወንድሞቹን፡ ጠላቶች፡ ኹሉ፡ በእጁ፡ አዳነባቸው፥ እግዚአብሔርም፡ በጦርነቱ፡ ጊዜ፡ ጊዜ፡ አከናወነለት፥ በምድርም፡ ላይ ነገሠ።

33፤ በዚያም፡ ጊዜ፡ እንዲህ፡ ኾነ፤ አንድ፡ ሰው፡ ለሰልፍ፡ ያሠለጠናቸውን፡ አወጣቸው፡ ጊዜ፡ እንዲህ፡ ይላቸው፡ ነበር፡ እንዲህ፡ ይላቸው፡ ነበር፡ እግዚአብሔር፡ በምድር፡ ላይ፡ ኃያል፡ አዳኝ፡ በጦርም፡ ላይ ድል፡ ለነበረው፡ ለናምሩድ፡ እንዳደረገው፡ ይላቸዋል። ወንድሞቹን ያሸነፈ ከጠላቶቻቸውም እጅ አዳናቸው፤ እግዚአብሔር እኛንም ያጽናን ዘሬም ያድነን።

34 ናምሩድም የአርባ ዓመት ጐልማሳ በሆነ ጊዜ፥ በዚያን ጊዜ በወንድሞቹና በያፌት ልጆች መካከል ጦርነት ሆነ፥ በጠላቶቻቸውም ቁጥጥር ሥር ነበሩ።

35 ናምሩድም በዚያን ጊዜ ወጣ፥ የኩሽንም ልጆችና ቤተሰቦቻቸውን ሁሉ አራት መቶ ስድሳ የሚያህሉትን ሰዎች ሰበሰበ፥ ከጓደኞቹና ከሚያውቋቸውም ሰማንያ የሚያህሉ ሰዎች ቀጠረ፥ ዋጋቸውንም ሰጣቸው። ከእነርሱም ጋር ለጦርነት ሄደ በመንገድም ላይ ሳለ ናምሩድ ከእርሱ ጋር አብረው የሚሄዱትን ሰዎች ልብ አበረታ።

36፤ ርሱም፡ አላቸው፡- አትፍሩ፥ አትደንግጡም፤ ጠላቶቻችን፡ ኹሉ፡ በእጃችን፡ ተሰጥተዋልና፥ እናንተም፡ የፈለጋችኹን፡ አድርጓቸው።

37 የሄዱትም ሰዎች ሁሉ አምስት መቶ ያህሉ ነበሩ፥ ከጠላቶቻቸውም ጋር ተዋጉ፥ አጠፉአቸውም፥ አሸነፏቸውም፥ ናምሩድም በየሥፍራቸው የቆሙ አለቆችን በላያቸው ሾመ።

38 ከልጆቻቸውም የተወሰኑትን ወሰደ፥ ሁሉም ለናምሩድና ለወንድሞቹ ባሪያዎች ሆኑ፥ ናምሩድም ከእርሱም ጋር የነበሩት ሕዝብ ሁሉ ወደ አገራቸው ተመለሱ።

፴፱ እናም ናምሩድ ጠላቶቹን ድል ካደረገ በኋላ ከጦርነት በደስታ ከተመለሰ በኋላ፣ ወንድሞቹ ሁሉ፣ ከእርሱ በፊት ከሚያውቋት ጋር፣ በእነርሱ ላይ ያነግሡት ዘንድ ተሰበሰቡ፣ እናም የንጉሱን አክሊል በራሱ ላይ ጫኑ።

40 በነገሥታትም ዘንድ እንደ ተለመደው በገዢዎቹና በሕዝቡ፣ አለቆች፣ ዳኞች እና አለቆች ላይ ሾመ።

41 የናኮርንም ልጅ ታራን የሠራዊቱ አለቃ አደረገው፥ አከበረውም ከአለቆቹም ሁሉ በላይ ከፍ ከፍ አደረገው።

42 እንደ ልቡም በነገሠ ጊዜ፣ በዙሪያው ያሉትን ጠላቶቹን ሁሉ ድል ካደረገ በኋላ፣ ከአማካሪዎቹ ጋር ለቤተ መንግሥቱ የሚሆን ከተማ እንዲሠሩ መከረ፣ እነርሱም አደረጉ።

43 በምሥራቅም ፊት ትልቅ ሸለቆ አገኙ፥ ታላቅና ሰፊ ከተማንም ሠሩለት፥ ናምሩድም የሠራትን ከተማ ሰናዖር ብሎ ጠራው፤ እግዚአብሔር ጠላቶቹን አጥፍቶ አጥፍቶአቸዋልና።

44 ናምሩድም በሰናዖር ተቀመጠ፥ በሰላምም ነገሠ፥ ከጠላቶቹም ጋር ተዋጋ፥ አስገዛቸውም፥ በጦርነትም ሁሉ ተሳካለት፥ መንግሥቱም እጅግ ታላቅ ሆነ።

45 አሕዛብና ቋንቋዎችም ሁሉ ስለ ዝናውን ሰምተው ወደ እርሱ ተሰበሰቡ ወደ ምድርም ሰገዱለት፥ ቍርባንም አቀረቡለት፥ ጌታም ንጉሥም ሆነላቸው፥ ሁሉም ከእርሱ ጋር በከተማይቱ ተቀመጡ። ሰናዖር፣ እና ናምሩድ በኖህ ልጆች ላይ በምድር ላይ ነገሡ፣ እናም ሁሉም በስልጣኑ እና በምክሩ ስር ነበሩ።

46 ምድርም ሁሉ በአንድ አንደበትና የአንድነት ቃል ነበረች፣ ነገር ግን ናምሩድ በእግዚአብሔር መንገድ አልሄደም፣ እናም ከጥፋት ውሃ ዘመን ጀምሮ እስከዚያች ቀናት

ድረስ ከእርሱ በፊት ከነበሩት ሰዎች ሁሉ ይልቅ ክፉ ነበር።
47 ከእንጨትና ከድንጋይም የተሠሩ አማልክትን ሠራ፥ ሰገደላቸውም፥ በእግዚአብሔርም ላይ ዐመፀ፥ ገዥዎቹንም ሁሉ ለምድርም ሕዝብ ክፉ መንገዱን አስተማራቸው። እና ልጁ ማርዶን ከአባቱ የበለጠ ክፉ ነበር።
48 የናምሩድ ልጅ የማርዶንንም ነገር የሰማ ሁሉ ስለ እርሱ። ስለዚህም በምድር ሁሉ ላይ፡ - ከኃጥኣን ክፋት ይወጣል፡ የሚል ምሳሌ ሆነ፡ የሰውም ቃል ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ነበረ።
49፤ በዚያም ወራት የናምሩድ ሠራዊት አለቃ የናኮር ልጅ ታራ በንጉሡና በተገዙት ሰዎች ፊት እጅግ ታላቅ ነበረ፥ ንጉሡና መኳንንቱም ወደዱት፥ እጅግም ከፍ ከፍ አደረጉት።
50 ታራም የቆርኔቦ ልጅ አምቴሎ የተባለች ሚስት አገባ። በዚያም ወራት የታራ ሚስት ፀንሳ ወንድ ልጅ ወለደችለት።
51 ታራም በወለደው ጊዜ የሰባ ዓመት ጉልማሳ ነበረ፤ ታራም የተወለደለትን የልጁን ስም አብራም ብሎ ጠራው፤ ንጉሡ በዚያ ወራት ስላሳደገው፥ ከእርሱም ጋር ከነበሩት ከአለቆቹ ሁሉ ይልቅ ከፍ አድርጎ ስላስከበረው ታራ የተወለደለትን የልጁን ስም አብራም ብሎ ጠራው።

ምዕራፍ 8

1 አብራምም በተወለደ ሌሊት በታራ ባሪያዎች ሁሉ የናምሩድ ጠቢባን ሁሉ አጋሮቹም መጥተው በታራ ቤት በሉ ጠጡም፥ በዚያችም ሌሊት ከእርሱ ጋር ደስ አላቸው።
2፤ ጠቢባንና አጋሮቹም ሁሉ ከታራ ቤት በወጡ ጊዜ፥ በዚያች ሌሊት ከዋክብትን ለማየት ዓይኖቻቸውን ወደ ሰማይ አንሥተው አዩ፥ እነሆም፥ አንድ ታላቅ ኮከብ ከምሥራቅ መጥቶ ወደ ምድር ሮጠ። ሰማያትን፥ ከሰማያትም አራት ማዕዘን አራቱን ከዋክብት ዋጠ።
3 የንጉሡም ጠቢባንና አጋሮቹ ሁሉ ባዩት ነገር ተገረሙ፥ ጠቢባኑም ይህን ነገር ተረዱ፥ ነገሩንም አወቁ።
4፤ እርስ በርሳቸውም፡ — ይህ በዚች ሌሊት ከታራ ለተወለደው ሕፃን ብቻ የሚያመለክተው ነው፥ ያድጋልም፥ ብዙም ይሆናል፥ ይበዛልም፥ ምድርንም ሁሉ፥ እርሱና ልጆቹ፥ እርሱና ልጆቹም ለዘላለም ይወርሳሉ። ዘር ታላላቅ ነገሥታትን ይገድላል ምድራቸውንም ይወርሳል።
፭ እናም በዚያች ሌሊት ጠቢባኑና አጋሮቹ ወደ ቤታቸው ሄዱ፤ በማለዳም እነዚህ ሁሉ ጠቢባንና አጋሮቹ በማለዳ ተነሥተው በተወሰነው ቤት ውስጥ ተሰበሰቡ።
6 እነርሱም ተነጋገሩ።
7 ይህ ነገር በኋለኛው ዘመን በንጉሡ ዘንድ ቢታወቅ፡ — ይህን ነገር ለምን ከእኔ ሰውረህ ያን ጊዜ ሁላችንም እንሞታለን፡ ይለናል። ስለዚህ፣ አሁን እንሂድና ያየነውን ዐይን እና ፍቺውን ለንጉሱ እንንገር፣ እና ከዚያ ንጹህ እንሆናለን።
8፤ እንዲሁም፡ አደረጉ፡ ኹሉም ወደ ንጉሡ ሄደው በምድር ላይ ሰግደው፡ — ንጉሡ በሕይወት ይኑር፡ አሉት።
9 ለሠራዊትህ አለቃ ለናኮር ልጅ ታራ ወንድ ልጅ እንደ ተወለደ ሰማን፥ ትናንትም ወደ ቤቱ ደረስን፥ በዚያችም ሌሊት ከእርሱ ጋር በላንና ጠጣን ደስም አለን።
10 ባሪያዎችህም ከታራ ቤት ወደ ቤታችን እንሄድ ዘንድ በወጡ ጊዜ፥ ዓይኖቻችንን ወደ ሰማይ አነሣን፥ ታላቅም ኮከብ ከምሥራቅ ሲመጣ አየን፥ ያ ኮከብም ሮጠ። በታላቅ ፍጥነትም ከሰማይ በአራቱም አቅጣጫ አራት ታላላቅ ከዋክብትን ዋጠ።
11 ባሪያዎችህም ባየነው ነገር ተገረሙ፥ እጅግም ፈሩ፥ በዓይናችንም ላይ ፍርዱን አደረግን፥ በጥበባችንም ትክክለኛው ፍቺው ይህ ነገር ከታራ ለተወለደው ሕፃን እንደሆነ አወቅን። ያድጋሉ እጅግም ይበዛሉ ኃያልም ይሆናሉ የምድርንም ነገሥታት ሁሉ ይገድላል ምድራቸውንም ሁሉ እርሱና ዘሩ ለዘላለም ይወርሳል።
፲፪ እናም አሁን ጌታችን እና ንጉሳችን፣ እነሆ ስለዚህ ሕፃን ያየነውን በእውነት እናውቃለን።
13 ንጉሱም ለዚህ ሕፃን ለአባቱ ዋጋ ይሰጥ ዘንድ ቢያፈቅደው፥ ሳያድግ፥ በምድሪቱም ሳይበዛ እንገድለዋለን፥ ክፋቱም በላያችን በዝቶብናል፥ እኛም ልጆቻችንም በክፋቱ እንጠፋለን።
14 ንጉሡም ቃላቸውን ሰምቶ በፊቱ መልካም ሆኖ ታየ፤ ላከና ታራን አስጠራው፥ ታራም ወደ ንጉሡ ፊት ቀረበ።
15፤ ንጉሡም፡ ታራን ፡- ወንድ፡ ልጅ፡ እንደ፡ ተወለደልኽ፡ ተነግሮኛል፥ በመወለዱም፡ ጊዜ፡ በሰማይ፡ እንዲኽ፡ እንደ፡ ታየ፡ ተነግሮኛል ፡ አለው።
16፤ አሁንም ክፋቱ በእኛ ላይ ሳይነሣ እንገድለው ዘንድ ሕፃኑን ስጠኝ፥ በብርና በወርቅ የሞላውን ቤትህን ስለ ዋጋው እሰጥሃለሁ።
17 ታራም ለንጉሱ እንዲህ ሲል መለሰለት፡ — ጌታዬና ንጉሤ፡ ቃልህን ሰምቻለሁ፡ ባሪያህም ንጉሱ የሚፈልገውን ሁሉ አደርጋለሁ።
18 ጌታዬና ንጉሤም፥ ንጉሡ ለባሪያው የሚሰጠውን ምክር አይ ዘንድ በትናንትናው ሌሊት ያጋጠመኝን እነግራችኋለሁ፤ ከዚያም በኋላ የተናገረውን ለንጉሡ እመልሳለሁ። ተናገር አለው።
19 ታራም ንጉሡን እንዲህ አለው፡ — የሞሬድ ልጅ አዮን ትናንት ሌሊት ወደ እኔ መጣ እንዲህም አለኝ።
20 ንጉሡ የሰጠህን ታላቅና የተዋበውን ፈረስ ስጠኝ፥ ዋጋውም በሆነው ብርና ወርቅ ገለባና እህል እሰጥሃለሁ። ንጉሡን ስለ ቃልህ እስካላይ ድረስ ጠብቅ፥ እነሆም ንጉሡ የሚለውን ሁሉ አደርገዋለሁ አልኩት።
21 አሁንም ጌታዬ ንጉሤም፥ እነሆ፥ ይህን ነገር አስታውቄሃለሁ፥ ንጉሣም ለባሪያው የሚሰጠውን ምክር እከተልሃለሁ።
22 ንጉሡም የታራን ቃል ሰማ፥ ቍጣውም ነደደ፥ በሰነፍም ብርሃን ተመለከተው።

23፤ ንጉሡም፡ ለታራ፡ መልሶ፡ እንዲህ፡ አለው፡- ያማረኽ፡ ፈረስኽን፡ ለብርና፡ ለወርቅ፡ ወይም፡ ገለባና፡ ገበታ፡ ትሰጥ፡ ትሰጥ፡ ይህን፡ ነገር፡ ዘንድ፡ ሞኝ፥ ወይስ፡ ማስተዋል፡ ጐደለብህን?

24፤ ፈረስህን ለመሰማራት ገለባና ገዳይ ማግኘት ስለማትችል ይህን ታደርግ ዘንድ ብርና ወርቅ ጎድሎሃልን? ለአንተ የሰጠሁህን መልካሙን ፈረስ ትሰጥ ዘንድ ብርና ወርቅ ወይም ጭድና ገጣማ ምንድር ነው?

25 ንጉሡም ንግግሩን ተወ፥ ታራም ለንጉሡ እንዲህ ሲል መለሰለት።

26 ጌታዬና ንጉሤ ሆይ፥ እንገድለው ዘንድ ልጅህን ስጠው፥ ዋጋውም ብርና ወርቅ እሰጥሃለሁ ብለህ የነገርኸኝ ምንድር ነው? ልጄ ከሞተ በኋላ በብርና በወርቅ ምን ላድርግ? ማን ይወርሰኛል? እኔ ስሞት ብሩና ወርቅ ለሰጠው ንጉሤ ይመለሳሉ።

27፤ ንጉሡም፡ የታራን፡ ቃልና፡ ስለ፡ ንጉሡ፡ ያመጣውን፡ ምሳሌ፡ በሰማ፡ ጊዜ፡ እጅግ፡ አዘነበት፥ በዚህም፡ ነገር፡ ተቄጣ፥ ቍጣውም በውስጡ ነደደ።

28 ታራም የንጉሥ ቍጣ በእርሱ ላይ እንደ ነደደ አይቶ ለንጉሱ፡ — ያለኝ ሁሉ በንጉሥ እጅ ነው፤ ንጉሱ በባሪያው ላይ ሊያደርግ የሚፈልገውን ሁሉ ያድርግ፣ አዎን፣ ልጄም ቢሆን፣ እርሱ እና ከእሱ የሚበልጡ ሁለት ወንድሞቹ ምንም ዋጋ በሌለው በንጉሥ ሥልጣን ላይ ነው።

29 ንጉሡም ታራንን።

30 ታራም ለንጉሱ እንዲህ ሲል መለሰለት፡ — ባሪያህ በፊትህ አንድ ቃል እንድንናገር ጌታዬና ንጉሤን እለምንሃለሁ፥ ንጉሡም የባሪያውን ቃል ይስማ፤ ታራም፡- ንጉሣዬ ሦስት ቀን ይሰጠኝ አለ። ይህን ነገር በውስጤ እስካስብ ድረስ እና ከቤተሰቦቼ ጋር ስለ ንጉሤ ቃል እስክማከር ድረስ; በዚህ ይስማማ ዘንድ ንጉሡን እጅግ ገፋው።

31 ንጉሡም ታራን ሰማ፥ እንዲህም አደረገ፥ ሦስት ቀንም ሰጠው፤ ታራም ከንጉሡ ፊት ወጣ፥ ወደ ቤተ ሰቡም መጣ፥ የንጉሡንም ቃል ሁሉ ነገራቸው። ሕዝቡም እጅግ ፈሩ።

32 በሦስተኛውም ቀን ንጉሡ ወደ ታራ። ይህን ባታደርግ፥ ውሻ እንኳ እንዳትቀር ቤትህ ያለውን ሁሉ ልኬ እገድላለሁ።

33፤ ነገሩም ከንጉሡ ዘንድ አጣዳፊ እንደ ሆነ፥ ታራ ቸኰለ፥ ባሪያይቱም በዚያ ቀን ከወለደችለት ከአንዱ ከባሪያዎቹ ከአንዱ ሕፃን ወሰደ፥ ታራም ሕፃኑን ወደ ንጉሡ ወሰደው፥ ዋጋም ሰጠው። .

34 ናምሩድ አብራምን እንዳይገድለው በዚህ ነገር እግዚአብሔር ከታራ ጋር ነበረ፤ ንጉሡም ሕፃኑን ከታራ ወሰደው፥ አብራምም መስሎት ነበርና በፍጹም ኃይሉ ራሱን በምድር ላይ ቀቀቀ። ይህም ከዚያን ቀን ጀምሮ ከእርሱ ተሰውሮ ነበር፣ እናም በንጉሱ ተረሳ፣ የአብራም ሞት እንዳይደርስበት የፕሮቪደንስ ፈቃድ ነበር።

35 ታራም ልጁን አብራምን ከእናቱና ከአጠባው ጋር በስውር ወሰደው፥ በዋሻም ውስጥ ሸሸጋቸው፥ ስንቃቸውንም በየወሩ አመጣላቸው።

36፤ እግዚአብሔርም፡ ከአብራም ጋር፡ በዋሻው፡ ውስጥ፡ ነበረ፥ አደገም፥ አብራምም፡ በዋሻው፡ ዐሥር፡ ዓመት፡ ተቀመጠ፤ ንጉሡና፡ አለቆቹ፡ ምዋርተኞችና፡ ጠቢባን፡ ንጉሡ አብራምን፡ የገደለው፡ አሰቡ።

ምዕራፍ 9

1፤ በዚያም ወራት የአብራም ታላቅ ወንድም የታራ ልጅ ሐራን ሚስት አገባ።

2 ካራን ባገባት ጊዜ የሠላሳ ዘጠኝ ዓመት ጐልማሳ ነበረ። የካራንም ሚስት ፀነሰች ወንድ ልጅንም ወለደች ስሙንም ሎጥ ብሎ ጠራው።

3 ደግሞም ፀነሰች ሴት ልጅንም ወለደች፥ ስምዋንም ሚልካ ብላ ጠራችው። ሁለተኛም ፀነሰች ሴት ልጅንም ወለደች ስሟንም ሦራ ብላ ጠራችው።

4 ካራንም ሣራን በወለደ ጊዜ የአርባ ሁለት ዓመት ጐልማሳ ነበረ፥ አብራምም በኖረ በአሥረኛው ዓመት። በዚያም ወራት ንጉሡና ተገዢዎቹ የአብራምን ነገር እንደረሱ አብራምና እናቱ ሞግዚቱም ከዋሻው ወጡ።

5 አብራምም ከዋሻው በወጣ ጊዜ ወደ ኖኅና ወደ ልጁ ሴም ሄደ የእግዚአብሔርንም ምክርና መንገዱን ይማር ዘንድ ከእነርሱ ጋር ተቀመጠ፤ አብራምም የት እንዳለ ማንም አያውቅም ነበር፤ አብራምም ኖኅንና ሴምን አገለገለ። ልጅ ለረጅም ጊዜ.

6 አብራምም በኖኅ ቤት ሠላሳ ዘጠኝ ዓመት ሆኖት ነበር፤ አብራምም ከሦስት ዓመት ጀምሮ እግዚአብሔርን አወቀ፤ ኖኅና ልጁ ሴም እንዳስተማሩት እስከ ዕለተ ሞቱ ድረስ በእግዚአብሔር መንገድ ሄደ። በዚያም ወራት የምድር ልጆች ሁሉ እግዚአብሔርን እጅግ ተቃወሙ፥ በእርሱም ላይ ዐመፁ፥ ሌሎችንም አማልክት አመለኩ፥ በምድርም ላይ የፈጠራቸውን እግዚአብሔርን ረሱ። በምድርም የሚኖሩ ሰዎች በዚያን ጊዜ እያንዳንዱ ሰው አምላኩን አደረገ። የማይናገሩም የማይሰሙም የማያድኑም የእንጨትና የድንጋይ አማልክት፥ የሰው ልጆችም አመለኩአቸው፥ አማልክትም ሆኑአቸው።

7 ንጉሡም ባሪያዎቹም ሁሉ ታራና ቤተ ሰቡ ሁሉ የእንጨትና የድንጋይ አማልክትን የሚያመልኩ የመጀመሪያዎቹ ነበሩ።

8 ለታራም ከዓመቱ ከአሥራ ሁለት ወራት በኋላ ከእንጨትና ከድንጋይ የተሠሩ አሥራ ሁለት ትልልቅ አማልክት ነበሩት፤ ለእያንዳንዱም በየወሩ ያገለግል ነበር፤ ታራም በየወሩ የእህሉን ቍርባንና የመጠጥ ቍርባኑን ለአማልክቱ ያቀርብ ነበር። ታራም እንዲሁ አደረገ።

9 እናም ያ ትውልድ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ክፉዎች ነበሩ፣ እናም ስለዚህ እያንዳንዱን ሰው አምላክ አደረጉ፣ ነገር ግን የፈጠረውን ጌታ ተዉ።

10 በዚያም ዘመን እግዚአብሔርን የሚያውቅ በምድር ሁሉ ላይ አንድም ሰው አልተገኘም፥ እያንዳንዱም የገዛ አምላኩን ያመልኩ ነበርና፥ ከኖኅና ከቤተ ሰዎቹ በቀር፥

ከእርሱም በታች የነበሩት ሁሉ በዚያን ጊዜ እግዚአብሔርን አወቁ። .

11፤ በዚያም፡ ወራት፡ የታራ፡ ልጅ፡ አብራም፡ በኖኅ፡ ቤት፡ ታላቅ፡ ነበረ፥ ማንም፡ አላወቀም፥ እግዚአብሔርም፡ ከርሱ፡ ጋራ፡ ነበረ።

12 እግዚአብሔርም ለአብራም አስተዋይ ልብ ሰጠው፥ የዚያም ትውልድ ሥራ ሁሉ ከንቱ እንደ ሆነ፥ አማልክቶቻቸውም ሁሉ ከንቱ እንደ ሆኑና ከንቱ እንደ ሆኑ አወቀ።

13 አብራምም ፀሐይ በምድር ላይ ስታበራ አየ፤ አብራምም በልቡ በእውነት ይህ በምድር ላይ የምታበራው ፀሐይ እግዚአብሔር ነው፥ እርሱንም አመልካለሁ።

14፤ አብራምም በዚያ ቀን ፀሐይን አመለከ፥ ጸለየውም፥ እንደ ልማዱም ፀሐይ ስትጠልቅ፥ አብራም በልቡ። ይህ እግዚአብሔር ሊሆን አይችልምን ?

15 አብራምም በልቡ። ሰማይንና ምድርን የሠራ ማን ነው? በምድር ላይ የፈጠረው ማን ነው? የት ነው ያለው?

16 ሌሊትም በላዩ ጨለመ፥ ዓይኖቹንም ወደ ምዕራብ፣ ወደ ሰሜን፣ ወደ ደቡብ፣ ወደ ምሥራቅ አነሣ፤ ፀሐይም ከምድር ላይ እንደ ጠፋ አየ ቀኑም ጨለማ ሆነ ።

17 አብራምም ከዋክብትንና ጨረቃን በፊቱ አየ፥ እንዲህም አለ፡ — በእውነት ምድርን ሁሉ እንደ ሰውም የፈጠረ አምላክ ይህ ነው፥ እነሆም ባሪያዎቹ በዙሪያው አማልክት ናቸው፤ አብራምም ጨረቃን አመለከ፥ ወደ እርስዋም ጸለየ ። በዚያ ምሽት.

18 በማለዳም ብርሃን በሆነ ጊዜ ፀሐይም በምድር ላይ እንደ ወትሮው ስታበራ አብራም እግዚአብሔር አምላክ በምድር ላይ የፈጠረውን ሁሉ አየ ።

19 አብራምም በልቡ በእውነት እነዚህ ምድርንና ሰውን ሁሉ የፈጠሩ አማልክት አይደሉም፥ ነገር ግን እነዚህ የእግዚአብሔር ባሪያዎች ናቸው፤ አብራምም በኖኅ ቤት ቀረ፥ በዚያም እግዚአብሔርንና መንገዱን አወቀ፥ እግዚአብሔርንም ሁሉ አመለከ። በሕይወቱ ዘመን፥ ያ ትውልድ ሁሉ እግዚአብሔርን ረስቶ የእንጨትና የድንጋይ አማልክት አመለኩ፥ በዘመናቸውም ሁሉ ዐመፀ ።

20 ንጉሡም ናምሩድ በሰላም ነገሠ፥ ምድርም ሁሉ በእርሱ ቁጥጥር ሥር ነበረች፥ ምድርም ሁሉ በአንድ ምላስና የአንድነት ቃል ነበረች።

21 የናምሩድ አለቆችም ሁሉ ታላላቆቹም ተማከሩ። ፉት፣ ምጽራይም፣ ኩሽና ከነዓን ከነቤተሰባቸው፣ እርስ በርሳቸውም፡- ኑ ለራሳችን ከተማ፥ በእርስዋም ላይ የጸና ግንብ እንሥራ፥ ራስዋም ወደ ሰማይ የሚደርስ አናትዋንም እንሥራ፥ እንነግሥም ዘንድ ለራሳችን ታዋቂ እናደርጋለን ተባባሉ። በዓለም ሁሉ ላይ፣ የጠላቶቻችን ክፋት ከእኛ ዘንድ እንዲያበቃ፣ በእነሱ ላይ በኃይል እንድንነግሥ፣ እና በጦርነታቸው የተነሳ በምድር ላይ እንዳንበተን ነው።

22 ሁሉም ወደ ንጉሡ ፊት ሄዱ፥ ይህንም ቃል ለንጉሡ ነገሩት፤ ንጉሡም በዚህ ነገር ከእነርሱ ጋር ተስማማ፥ እንዲሁ አደረገ ።

23፤ ቤተሰቦችም ሁሉ ስድስት መቶ ሺህ የሚያህሉ ሰዎች ተሰበሰቡ፥ ከተማይቱንና ግንቡን ለመሥራት ሰፊውን መሬት ሊፈልጉ ሄዱ፥ በምድርም ሁሉ ላይ ፈለጉ፥ በምሥራቅም በኩል እንደ ሸለቆ ያለ አላገኙም። የሰናዖር ምድር የሁለት ቀን መንገድ ያህል በእግሩ ተጉዘው በዚያ ተቀመጡ።

24 ከተማይቱንና ሊገነባ ያሰቡትን ግንብ ለመሥራት ጡብ መሥራትና ማቃጠል ጀመሩ ።

፳፭ እናም ግንቡ መገንባት ለእነርሱ መተላለፍ እና ሀጢያት ሆነባቸው፣ እናም መገንባት ጀመሩ፣ እናም በሰማይ አምላክ በእግዚአብሔር ላይ ሲገነቡ በልባቸው ከእርሱ ጋር ሊዋጉ እና ወደ ሰማይ እንዲያርፉ አሰቡ።

26 እነዚህም ሁሉ ሰዎችና ቤተ ሰቦች ሁሉ በሦስት ተከፈሉ። የመጀመሪያው ወደ ሰማይ እንወጣለን እንዋጋለንም አለች። ወደ ሰማይ እንወጣለን አማልክቶቻችንንም በዚያ እናስቀምጣቸዋለን እና እናመልካቸዋለን። ሦስተኛው ክፍል ወደ ሰማይ እንወጣለን በቀስትና በጦርም እንመታዋለን አለ። እግዚአብሔርም ሥራቸውን ሁሉ ክፉ አሳባቸውንም አወቀ፥ የሚሠሩትንም ከተማና ግንብ አየ ።

27 በገነቡም ጊዜ ለራሳቸው ታላቅ ከተማና እጅግ ረጅምና ጠንካራ ግንብ ሠሩ። የወጡትም አንድ ዓመት ሙሉ እስኪጨርሱ ድረስ ጡቡና ጡቡ ስለ ከፍታው ወደ እርሱ በሚወጡበት ጊዜ ግንበኞች አልደረሱላቸውም ነበር፤ ከዚያም በኋላ ግንበኞች ዘንድ ደርሰው ጭቃውንና ጡቡን ሰጡአቸው። እንዲሁ በየቀኑ ይደረግ ነበር ።

፳፰ እናም እነሆ እነዚህ ወደ ላይ ወጡ እና ሌሎችም ቀኑን ሙሉ ወረዱ፤ ጡብ ከእጃቸው ወድቆ ቢሰበር ሁሉም ያለቅሱበት ነበር፤ ሰውም ወድቆ ቢሞት አንዳቸውም አይመለከቱትም ነበር ።

29 ጌታም ሀሳባቸውን አወቀ፣ እናም እንዲህ ሆነ ሲገነቡ ፍላጻዎቹን ወደ ሰማይ ጣሉ፣ ፍላጻዎቹም ሁሉ በደም ተሞልተው በላያቸው ወረደባቸው፣ እናም ባዩአቸው ጊዜ እርስ በርሳቸው፡ — በእውነት አለን ተባባሉ። በሰማይ ያሉትን ሁሉ ገደለ ።

30 ይህ እንዲያስቱና እንዲያስተምር ከእግዚአብሔር ዘንድ ሆነና፤ ከምድር ገጽ ላይ እነሱን ለማጥፋት.

31 ግንቡንና ከተማይቱን ሠሩ፥ ብዙ ቀንና ዓመትም እስኪፈጸም ድረስ ይህን ነገር ዕለት ዕለት አደረጉ ።

32፤ እግዚአብሔርም፡ በፊቱ፡ የቆሙትን፡ ሰባውን፡ መላእክት፡ በቅርቡ፡ ለነበሩት፡ እንዲህ፡ አላቸው፡- ኑ፡ እንውረድና፡ ምላሳቸውን፡ እንደባልቀው፡ አንድ፡ ሰው፡ የባልንጀራውን ፡ ቋንቋ፡ እንዳይሰማ፡ እንዲሁ፡ አደረጉ።
እነርሱ።

33፤ ከዚያም፡ ቀን፡ ዠምሮ፡ እያንዳንዱ፡ የባልንጀራውን፡ ቋንቋ፡ ረስተው፡ በአንድ፡ ቋንቋ፡ መናገር፡ አቃታቸው፡ ግንበኛ፡ ያላዘዘውን፡ ከባልንጀራው፡ እጅ፡ ኖራ፡ ወይም፡ ድንጋይ፡ በወሰደ፡ ጊዜ፡ ግንበኛ፡ ይወረውራል።
ይሞት ዘንድ በባልንጀራው ላይ ጣለው።

34 ይህን ያህል ቀንም አደረጉ፣ እናም ብዙዎቹን በዚህ መንገድ ገደሉአቸው።
35 እግዚአብሔርም በዚያ የነበሩትን ሦስቱን ክፍሎች መታ፥ እንደ ሥራቸውና እንደ አሳባቸውም ቀጣቸው። ወደ ሰማይ እንወጣለን አማልክቶቻችንንም እናመልካለን ያሉ እንደ ዝንጀሮና ዝሆን ሆኑ። ሰማያትን በቀስት እንመታለን ያሉት ጌታ በባልንጀራው እጅ አንድ ሰው ገደላቸው። ወደ ሰማይ እንወጣለን እንዋጋለንም ያሉት ሦስተኛው ክፍል ጌታ በምድር ሁሉ በትናቸው።
፴፮ እናም በመካከላቸው የቀሩት፣ በእነርሱ ላይ የሚመጣውን ክፋት ባወቁ እና በተረዱ ጊዜ፣ ህንፃውን ተዉ፣ እናም ደግሞ በምድር ፊት ሁሉ ተበተኑ።
37 ከተማይቱንና ግንቡን መሥራት አቆሙ፤ ስለዚህም ያንን ስፍራ ባቤል ብሎ ጠራው፤ ምክንያቱም በዚያ እግዚአብሔር የምድርን ሁሉ ቋንቋ አፍሮአልና። እነሆ ከሰናዖር ምድር በስተ ምሥራቅ ነበረ።
38 የሰው ልጆችም ስለ ሠሩት ግንብ ምድር አፍዋን ከፍታ ስትሰ ዋጠች፥ እሳትም ከሰማይ ወርዳ ሌላውን ሲሶ አቃጠለች፥ የቀረውም ሦስተኛው እስከ ዛሬ ድረስ ቀርታለች። ከፍ ካለው ክፍል ነው፥ ዙሪያውም የሦስት ቀን መንገድ ነው።
39 በዚያም ግንብ ውስጥ ቍጥር የሌላቸው ብዙ ከሰዎች ልጆች ሞቱ።

ምዕራፍ 10

1፤ በዚያም፡ ወራት፡ የዔበር፡ ልጅ፡ ፋሌቅ፡ የታራ፡ ልጅ፡ አብራም፡ በኖረ፡ በአርባ፡ ስምንተኛው፡ ዓመት፡ ሞተ፡ የፋሌቅም፡ ዘመን፡ ኹሉ፡ ሁለት፡ መቶ፡ ሠላሳ፡ ዘጠኝ፡ ዓመት፡ ነበረ።
፪ እናም ጌታ የሰውን ልጆች በኃጢአታቸው ምክንያት በማማው ላይ በበተናቸው ጊዜ፣ እነሆ ወደ ብዙ ክፍሎች ተከፋፈሉ፣ እናም የሰው ልጆች ሁሉ ወደ አራቱ የምድር ማዕዘኖች ተበተኑ።
3 ቤተሰቦችም ሁሉ በየቋንቋቸው፣ እንደ ምድራቸው ወይም እንደ ከተማቸው ሆኑ።
4፤ የሰውም፡ ልጆች፡ በየወገኖቻቸው፡ ብዙ፡ ከተማዎችን፡ በሄዱበት፡ በታ፡ ኹሉ፡ እግዚአብሔር፡ በበተናቸው፡ ምድር፡ ላይ፡ ሠሩ።
፭ እናም አንዳንዶቹ ከተፈፀሙባቸው በታዎች ከተሞችን ሠሩ፣ እናም እነዚህን ከተሞች በራሳቸው ስም፣ ወይም በልጆቻቸው ስም፣ ወይም እንደየሁኔታቸው ብለው ጠርቷቸዋል።
6 የኖህም ልጅ የያፌት ልጆች ሄደው በተበተኑበት ስፍራ ለራሳቸው ከተሞችን ሠሩ፥ ከተሞቻቸውንም ሁሉ በስማቸው ጠሩአቸው፥ የያፌትም ልጆች በምድር ፊት ላይ በብዙ ተከፋፈሉ። ቋንቋዎች.
7 የያፌት ልጆች በየወገናቸው እነዚህ ናቸው ጎሜር፥ ማጎግ፥ ሜዳይ፥ ያዋን፥ ቶባል፥ ሜሳሕ፥ ቲራስ። እነዚህ እንደ ትውልዳቸው የያፌት ልጆች ናቸው።
8 የጎሜርም ልጆች እንደ ከተማቸው በፍራንዛ ምድር በፍራንዛ ወንዝ አጠገብ በሰናህ ወንዝ አጠገብ የተቀመጡ ፍራንኩም ነበሩ።
9 የራፋትም ልጆች በበርቶኒያ ምድር በሌዳ ወንዝ አጠገብ የተቀመጡ በታላቁ ባሕር በግዮን እርሱም ውቅያኖስ ውስጥ ውኃውን ባዶ ያደረጉ ባርቶኒም ናቸው።
10 የቱጋርማ ልጆች አሥር ወገኖች ናቸው ስማቸውም ይህ ነው፤ ቡዛር፥ ፓርዙናክ፥ ባልጋር፥ ኤሊካኖም፥ ራግቢብ፥ ታርቂ፥ ቢድ፥ ዜቡቅ፥ ኦንጋል፥ ቲልማዝ። እነዚህ ሁሉ ተስፋፍተው በሰሜን ዐረፉ፥ ከተሞችንም ሠሩ።
11 ከተሞቻቸውንም በስማቸው ጠሩአቸው፤ እነዚህም በሂትላና በወንዞች ዳር እስከ ዛሬ ድረስ የተቀመጡ ናቸው።
12 የአንጎሊና የባልጋርና የፓርዙናክ ወገኖች ግን በዱብኒ ወንዝ አጠገብ ተቀመጡ። የከተሞቻቸውም ስም እንደ ስማቸው ነው።
13 የያዋንም ልጆች በመቅዶንያ ምድር ያዋኒም ናቸው፥ የሜዳያሬም ልጆች በከርሶን ምድር የሚኖሩ ኦሬሎም ናቸው፥ የቱባልም ልጆች በወንዙ አጠገብ ባለው በቱስካና ምድር የሚኖሩ ናቸው። ፓሺያ
14፤ የሜሳሕም፡ ልጆች፡ ሺባሽኒ፥ የቲራስም፡ ልጆች፡ ሩሻሽ፥ ኩሽኒ፥ ኦንጎሊስ፡ ናቸው። እነዚህ ሁሉ ሄደው ከተሞችን ሠሩ። እነዚያ በትራጋን ወንዝ ውስጥ እራሱን ባዶ በሆነው በጃቡስ በባህር በኩራ ወንዝ አጠገብ የሚገኙት ከተሞች ናቸው።
፲፭ እናም የኤልሳዕ ልጆች አልማኒም ናቸው፣ እናም ደግሞ ሄደው ከተሞችን ገነቡ፤ በኢዮብና በሺባትሞ ተራሮች መካከል ያሉ ከተሞች እነዚህ ናቸው። ከእነርሱም በኢዮብ እና በሺባትሞ ተራሮች ፊት ለፊት የተቀመጡ የሉምባርዲ ሰዎች ነበሩ፣ እናም የጣሊያንን ምድር ድል አድርገው እስከ ዛሬ ድረስ በዚያ ቆዩ።
16 የኪቲምም ልጆች በካኖፒያ ሸለቆ በጥብሩ ወንዝ አጠገብ የሚኖሩ ሮሚም ናቸው።
17 የዱዶኒምም ልጆች በግዮን በባሕር ከተሞች በቦርድና ምድር የተቀመጡ ናቸው።
18 የያፌት ልጆች ወገኖች እንደ ከተማቸውና ቋንቋቸው፥ በግምቡም ላይ በተበተኑ ጊዜ፥ ከተሞቻቸውን በየስማቸውና በየአካባቢያቸው ብለው ጠሩአቸው። በዚያም ወራት ከማማው በኋላ የገነቡት የከተሞቻቸው ሁሉ ስሞች በየወገኖቻቸው ይህ ነው።
19 የካምም ልጆች ኩሽ፥ ምጽራይም፥ ፉጥ፥ ከነዓን እንደ ትውልዳቸውና እንደ ከተሞቻቸው ነበሩ።
20 እነዚህ ሁሉ ሄደው ምቹ ስፍራ እንዳገኙላቸው ለራሳቸው ከተሞች ሠሩ፤ ከተሞቻቸውንም በአባቶቻቸው ስም ኩሽ፣ ምጽራይም፣ ፉጥ፣ ከነዓን ብለው ጠሩአቸው።
21 የምጽራይምም ልጆች ሉዲም፥ ዓናሚም፥ ለሃቢም፥ ንፍታቱኪም፥ ጳጥሮሲም፥ ካስሉኪም፥ ከፍጡሪም፥ ሰባት ወገኖች ናቸው።
22፤ እነዚህ፡ ኹሉ፡ በሲሖር፡ ወንዝ፡ አጠገብ፡ ተቀመጡ፡ ርሱም፡ የግብጽ፡ ፈሻ፡ ኾነው፡ ለራሳቸው፡ ከተማዎችን፡ ሠሩ፥ በስማቸውም፡ ሰየሟቸው።
23 የጳጥሮስም ልጆች የካሎክም ልጆች ተጋቡ፤ ከእነርሱም ፍልስጥኤማውያን፣ ዓዛቲም፣

ጌራሪም፣ ጌቲምና አቃሮኒም በአምስቱም ወገኖች ወጡ። እነዚህም ደግሞ ለራሳቸው ከተሞችን ሠሩ፥ ከተሞቻቸውንም እስከ ዛሬ ድረስ በአባቶቻቸው ስም ጠሩአቸው።
24 የከነዓንም ልጆች ለራሳቸው ከተሞችን ሠሩ፥ ከተሞቻቸውንም በስማቸው አሥራ አንድ ከተሞች ቍጥርም የሌላቸውን ሌሎች ከተሞች ብለው ጠሩአቸው።
25 ከካምም ወገን አራት ሰዎች ወደ ሜዳው ምድር ሄዱ። የአራቱም ሰዎች ስም ሰዶም፣ ገሞራ፣ አዳማ፣ ዘቦይም ናቸው።
26፤ እነዚህም፡ ሰዎች፡ በሜዳው፡ ምድር፡ ለራሳቸው፡ አራት፡ ከተማዎችን፡ ሠሩ፥ የከተማቸውንም፡ ስም፡ በስማቸው፡ ሰየሙ።
27 እነርሱም፣ ልጆቻቸውና የእነርሱም የሆኑ ሁሉ በእነዚያ ከተሞች ተቀመጡ፥ ብዙም በዙ፥ በሰላምም ኖሩ።
28 የከነዓንም ልጅ የኤዊ ልጅ የሆር ልጅ ሴይር ሄዶ በፋራን ተራራ ፊት ለፊት ያለውን ሸለቆ አገኘ፥ በዚያም ከተማ ሠራ፥ እርሱም ሰባቱ ልጆቹና ቤተ ሰዎቹ በዚያ ተቀመጡ፥ ከተማይቱንም ጠራት። እንደ ስሙም ሴይርን ሠራ። የሴይር ምድር እስከ ዛሬ ድረስ ነው።
29 የካም ልጆች ወገኖች በየቋንቋቸውና እንደ ከተሞቻቸው ከግንብ በኋላ ወደ አገራቸው በተበተኑ ጊዜ እነዚህ ናቸው።
30 የዔቦርም ልጆች ሁሉ አባት ከኖኅ ልጅ ከሴም ልጆች አንዳንዶቹ ሄደው በተበተኑባቸው ስፍራ ከተሞችን ለራሳቸው ሠሩ፥ ከተሞቻቸውንም በስማቸው ጠሩአቸው።
31 የሴምም ልጆች ኤላም፥ አሹር፥ አርፋክስድ፥ ሉድ፥ አራም ነበሩ፤ ከተሞችንም ሠሩ፥ ከተሞቻቸውንም ሁሉ በስማቸው ጠሩአቸው።
32፤ የሴምም ልጅ አሹር ልጆቹና ቤተ ሰዎቹም እጅግ ብዙ ሆነው ወጡ፥ ወደ ያገኙትም ሩቅ አገር ሄዱ፥ በሄዱበትም ምድር እጅግ ሰፊ የሆነ ሸለቆ አገኙ። ፤ ለራሳቸውም አራት ከተሞችን ሠሩ፥ እንደ ስማቸውና እንደ ጉዳያቸውም ጠሯቸው።
33 የአሹርም ልጆች የሠሩአቸው ከተሞች ስም ይህ ነው፤ ነነዌ፥ ሬሴን፥ ካላክ፥ ረሆቦርቴ። የአሹርም ልጆች እስከ ዛሬ ድረስ በዚያ ተቀምጠዋል።
34 የሶርያም ልጆች ደግሞ ሄደው ከተማን ሠሩ፥ የከተማይቱንም ስም በታላቅ ወንድማቸው ፆጽ ብለው ጠሩአት፥ በዚያም ተቀመጡ። እስከ ዛሬ ድረስ የዑጽ ምድር ናት።
35 ከግንቡም በኋላ በሁለተኛው ዓመት ቤላ የሚባል አንድ ሰው ከአሹር ቤት ከነነዌ አገር ወደ ቤቱ ወደሚገኝበት ሁሉ ይቀመጥ ዘንድ ሄደ። እስከ ሰዶም ድረስ በቈላው ከተሞች ፊት ለፊት መጡ፥ በዚያም ተቀመጡ።
36 ሰውዮውም ተነሥቶ በዚያ ታናሽ ከተማ ሠራ፥ በስሙም ቤላ ብሎ ጠራት። እስከ ዛሬ ድረስ የዘዓር ምድር ናት።
37 የሴምም ልጆች ወገኖች እንደ ቋንቋቸውና እንደ ከተሞቻቸው በምድር ላይ ከተበተኑ በኋላ በማማው ላይ ነበሩ።
38 የኖኅ ልጆች ቤተሰቦች መንግሥት፣ ከተማ፣ እና ቤተሰብ ሁሉ ከዚያ በኋላ ብዙ ከተሞችን ለራሳቸው ሠሩ።
39 በትእዛዛቸውም እንዲመሩ በከተሞቻቸው ሁሉ መንግሥታትን አቋቋሙ። የኖህ ልጆች ቤተሰቦች ሁሉ እንዲሁ ለዘላለም አደረጉ።

ምዕራፍ 11

1 የኩሽም ልጅ ናምሩድ ገና በሰናዖር ምድር ነበረ፥ ነገሠም፥ በዚያም ተቀመጠ፥ በሰናዖርም ምድር ከተሞችን ሠራ።
2፤ የሠራቸውም፡ የአራቱ፡ ከተማዎች፡ ስሞች፡ ይህ፡ ነው፡ ስማቸውንም፡ ግንቡ፡ ግንባታ፡ በደረሰባቸው፡ ሁኔታ፡ ብሎ፡ ጠራቸው።
3 ፊተኛይቱንም ባቤል ብሎ ጠራት። እግዚአብሔር ከዚያ ስለ በተናቸው የሁለተኛውን ስም ኤሬክ ብሎ ጠራው።
4 ሦስተኛውንም ኢኬድ ብሎ ጠራው፥ በዚያም ስፍራ ታላቅ ሰልፍ ነበረ፤ አራተኛውንም ካልና ብሎ ጠራው፤ አለቆቹና ኃያላኑ ሰዎቹ በዚያ ጠፍተው ነበርና እግዚአብሔርንም ስላሳዘኑት ዐመፁበትም በእርሱም ላይ ዐመፁ።
5 ናምሩድም እነዚህን ከተሞች በሰናዖር ምድር በሠራ ጊዜ፥ የቀሩትን ሕዝቡን፣ መኳንንቱንና በመንግሥቱ የቀሩትን ኃያላኑን ሰዎቹን አኖረባቸው።
6 ናምሩድም በባቢሎን ተቀመጠ፥ በዚያም በቀሩት ገዥዎቹ ላይ ንግሥናውን አደሰ፥ በሰላምም ነገሠ፥ የናምሩድ አለቆችና አለቆችም ስሙን አምራፌል ብለው ጠሩት፥ በማማውም ላይ አለቆቹና ሰዎቹ በእጁ ወደቁ። .
፯ እናም ይህ ቢሆንም፣ ናምሩድ ወደ እግዚአብሔር አልተመለሰም፣ እናም በክፋት እና በሰው ልጆች ላይ ክፋትን እያስተማረ ቀጠለ። እና ልጁ ማርዶን ከአባቱ የከፋ ነበር፣ እናም በአባቱ አስጸያፊ ነገሮች ላይ መጨመር ቀጠለ።
8 የሰውንም ልጆች እንዲበድሉ አደረገ፤ ስለዚህም፡ — ከኃጢአተኛ ክፋት ይወጣል፡ ይባላል።
9 በዚያን ጊዜ በካም ልጆች ወገኖች በሰሯቸው ከተሞች ተቀምጠው ሳለ ጦርነት ሆነ።
10፤ የኤላምም፡ ንጉሥ፡ ኮዶርላጎምር፡ ከካም፡ ልጆች፡ ወገኖች፡ ኼደ፥ ከእነርሱም፡ ጋራ፡ ተዋጋ፥ አስገዛቸውም፥ ወደ፡ ሜዳውም፡ አምስቱ፡ ከተማዎች፡ ኼደ፥ ወጋቸውም፥ አስገዛቸውም። በሱ ቁጥጥር ስር ነበሩ።
11 አሥራ ሁለት ዓመትም ተገዙለት፥ የዓመትም ግብር ሰጡት።
12፤ በዚያም፡ ጊዜ፡ የሴሮሕ፡ ልጅ፡ ናኮር፡ ሞተ፡ አብራም፡ የታራ፡ ልጅ፡ በሕይወቱ፡ በአርባ፡ ዘጠኝ፡ አመት።
13 አብራምም የታራ ልጅ በኖረ በሀምሳኛው ዓመት አብራም ከኖኅ ቤት ወጥቶ ወደ አባቱ ቤት ሄደ።
14 አብራምም እግዚአብሔርን አወቀ፥ በመንገዱና በመንገዱ ሄደ፥ አምላኩም እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ነበረ።
15፤ በዚያም፡ ጊዜ፡ አባቱ፡ ታራ፡ የንጉሡ፡ የናምሩድ፡ ጭፍራ፡ አለቃ፡ ነበረ፥ እንግዶችንም አማልክትን ይከተል ነበር።
16 አብራምም ወደ አባቱ ቤት መጣ፥ በቤተ መቅደሳቸውም ውስጥ አሥራ ሁለት አማልክት

ቆመው አየ፤ አብራምም እነዚህን ምስሎች በአባቱ ቤት ባየ ጊዜ ተቈጣ።

17 አብራምም አለ። ሕያው እግዚአብሔርን! እነዚህ ምስሎች በአባቴ ቤት አይቀሩም፤ በሦስት ቀን ጊዜ ውስጥ ሁሉንም ካልሰበርኋቸው የፈጠረኝ ጌታ ያደርግብኛል።

18 አብራምም ከእነርሱ ሄደ ቍጣውም በእርሱ ውስጥ ነደደ። አብራምም ፈጥኖ ከጓዳው ወደ አባቱ ውጭ ወዳለው አደባባይ ሄደ፤ አባቱንም በአደባባዩ ተቀምጦ አገኘው፥ ባሪያዎቹም ሁሉ ከእርሱ ጋር ነበሩ፤ አብራምም መጣ በፊቱም ተቀምጦ ነበር።

19 አብራምም አባቱን እንዲህ ሲል ጠየቀው፡- አባቴ ሆይ፥ ሰማይንና ምድርን፥ በምድርም ላይ ያሉትን የሰው ልጆችን ሁሉ የፈጠረ አንተንም እኔንም የፈጠረ አምላክ ወዴት እንዳለ ንገረኝ አለው። ታራም ለልጁ ለአብራም መልሶ። እነሆ የፈጠሩን ሁላችን በቤቱ ውስጥ ናቸው።

20 አብራምም አባቱን አለው። ታራም አብራም ወደ ውስጠኛው አደባባይ እልፍኝ አገባው፤ አብራምም አየ፥ እነሆም፥ አዳራሹ ሁሉ በእንጨትና በድንጋይ የተሠሩ አማልክት አሥራ ሁለትም ታላላቆች ምስሎችና ከእነዚያ ያነሱ ምስሎች ተሞልተው ነበር።

21፤ ታራም፡ ልጁን፡ አለው፡- እነሆ፡ እነዚህ፡ የምትዪውን፡ በምድር፡ ላይ፡ የፈጠሩ፡ እኔንና፡ አንተን፡ ሰውን፡ ኹሉ፡ የፈጠሩ፡ ናቸው።

22 ታራም ለአማልክቱ ሰገደ፥ ከእነርሱም ተለይቶ ሄደ፥ ልጁም አብራም ከእርሱ ጋር ሄደ።

23 አብራምም ከእነርሱ በሄደ ጊዜ ወደ እናቱ ሄደ በፊቷም ተቀመጠ፤ እናቱንም።

24፤ አሁንም ፈጥነህ ከመንጋው የፍየል ጠቦትን ምረጥ፥ ከእርሱም ጣፋጭ መብል አድርግ ለአባቴም አማልክት ይበላው ዘንድ መባ አድርጌ አመጣዋለሁ። ምናልባት በእነርሱ ዘንድ ተቀባይነት እገኝ ይሆናል።

25 እናቱም እንዲሁ አደረገች፥ የፍየል ጠቦትንም ወሰደች፥ ከእርሱም ጣፋጭ መብል አዘጋጀች፥ ወደ አብራምም አቀረበችው፤ አብራምም ጣፋጭ ምግቡን ከእናቱ ወስዶ በአባቱ አማልክት ፊት አቀረበው፥ እንዲያደርጉትም ወደ እነርሱ ቀረበ። ሊበላ ይችላል;አባቱ ታራም ይህን አላወቀም።

26 አብራምም በመካከላቸው በተቀመጠበት ቀን ድምፅ እንዳልነበራቸው መስማትም እንዳልቻሉ፥ ከእነርሱም አንድ ስንኳ ለመብላት እጁን ሊዘረጋ እንደማይችል አየ።

27፤ አብራምም ተሣለቀባቸው፥ እንዲህም አለ። ስለዚህ ውጤቱን እንዳይ ነገ ከዚህ የተሻለና የበዛ ትኩስ ትኩስ ስጋን አዘጋጃለሁ።

28 በማግሥቱም አብራም ስለ ጣፋጭ መብል እናቱን አዘነ፤ እናቱም ተነሥታ ከመንጋው ሦስት ጥሩ ፍየሎች ወሰደች፥ እርስዋም ጥሩ ጣፋጭ ሥጋ አዘጋጀችላቸው፥ ልጇም ይወድ ነበር። ለልጇ ለአብራም ሰጠችው; አባቱ ታራም ይህን አላወቀም።

29 አብራምም ጣፋጭ መብል ከእናቱ ወሰደ፥ በአባቱም አማልክት ፊት ወደ እልፍኙ አገባው። ሊበሉም ወደ እነርሱ ቀረበ በፊታቸውም አኖረው አብራምም ይበሉ ዘንድ አስቦ ቀኑን ሙሉ በፊታቸው ተቀምጦ ነበር።

30 አብራምም አያቸው፥ እነሆም ድምፅና መስማት አልነበራቸውም፥ ከእነርሱም አንዱ ለመብላት እጁን አልዘረጋም።

31፤ በዚያም፡ ቀን፡ በመሸ፡ ቤት፡ አብራም፡ የእግዚአብሔርን፡ መንፈስ፡ ለበሰ።

32፤ እንዲህም፡ ጮኸ፡ እንዲህ፡ አለ፡ አባቴና፡ ልባቸው፡ ኹሉ፡ ወደ፡ ከንቱ፡ ዘንድ፡ ለኾነ፡ ለዚህ፡ ክፉ፡ ትውልድ፡ ወዮላቸው፡ እነዚህን፡ የእንጨትና፡ የድንጋይ፡ ጣዖታትን፡ ለሚያመልኩ፡ ለመብላት፡ ማሽተታቸው፡ አይሰሙም፡ አይናገሩምም፡ አፋቸውም፡ ያልተናገሩ። ዓይን የሌላቸው ዓይኖች, ጆሮዎች የማይሰሙ; እጅ የማይሰማቸው እና የማይንቀሳቀሱ እግሮች; እንደ እነርሱ ያደረጓቸው እና በእነርሱ ላይ የሚተማመኑ ናቸው።

33 አብራምም ይህን ሁሉ ባየ ጊዜ ቍጣው በአባቱ ላይ ነደደ፥ ፈጥኖም መቁረጫ በእጁ ያዘ፥ ወደ አማልክት ጓዳም መጣ፥ የአባቱንም አማልክት ሁሉ ሰበረ።

34 ምስሎቹንም ሰበረ፥ በፊታቸውም በነበረው በታላቁ አምላክ እጅ መቀርቀሪያውን አኖረ፥ ወጣም። አባቱ ታራም በደጁ ላይ የጥልፍ መምታቱን ድምፅ ሰምቶ ነበርና ወደ ቤቱ ገባ። ታራ ይህ ስለ ምን እንደሆነ ለማወቅ ወደ ቤት ገባች።

35 ታራም የጣፊያውን ድምፅ በምስል ቤት ውስጥ በሰማ ጊዜ ወደ እልፍኙ ወደ ምስሎች ሮጠ፥ አብራምንም ሲወጣ አገኘው።

36 ታራም ወደ እልፍኙ ገባ፥ ጣዖቶቹም ሁሉ ወድቀው ወድቀው ተሰብረው አገኛቸው፥ በትልቁም እጅ ያልተሰበረ መክደኛው አልተበጠሰም፥ ልጁም አብራም የሠራው ጣፋጭ ሥጋ በፊታቸው እንዳለ አገኛቸው።

37 ታራም ይህን ባየ ጊዜ ቍጣው እጅግ ነደደ፥ ፈጥኖም ከጓዳው ወደ አብራም ሄደ።

38 ልጁንም አብራምን በቤቱ ተቀምጦ አገኘው፤ ለአማልክቴ ያደረግህው ሥራ ምንድር ነው?

39 አብራምም ለአባቱ ታራ መለሰ እንዲህም አለ፡ —ጌታዬ እንዲህ አይደለም፤ በፊታቸው ጣፋጭ ሥጋ አቅርቤአለሁና፥ ይበሉም ዘንድ ሥጋውን ይዤ ወደ እነርሱ በቀረብሁ ጊዜ ሁሉም ሊበሉ ያን ጊዜ እጃቸውን ዘረጋ። ታላቁ ሊበላ እጁን ዘርግቶ ነበር።

40 ታላቁም በፊቱ ያደረጉትን ሥራ አየ፥ ቍጣውም በእነርሱ ላይ ነደደ፥ ሄዶም በቤቱ ያለውን መወርወርያ ወሰደ፥ ወደ እነርሱም መጣና ሁሉንም ሰባበረ፤ እነሆም መከለያው ገና ነው። እንደምታየው በእጁ ውስጥ.

41 ታራም በልጁ በአብራም ላይ ይህን በተናገረ ጊዜ ተቈጣ። ታራም ልጁን አብራምን በቁጣ ተናገረው። ይህ የተናገርከው ምንድር ነው? ውሸት ትናገራለህ።

42 የነገርከኝን ሁሉ ለማድረግ በእነዚህ አማልክት መንፈስ፣ ነፍስ ወይስ ኃይል አለን? እነርሱ እንጨትና ድንጋይ አይደሉምን? ቍንጉሱን በእጁ ያስቀመጥከው፣ ከዚያም ሁሉንም መታሁ ያልከው አንተ ነህ።

43 አብራምም ለአባቱ መለሰ፥ እንዲህም አለው። እነዚያ የምትታመንባቸው ጣዖታት ያድኑህ ዘንድ ይችላሉን? በጠራሃቸው ጊዜ

ጸሎትህን ይሰማሉን? ከጠላቶችህ እጅ ሊያድኑህ ይችላሉን? ወይስ ስለ አንተ ከጠላቶችህ ጋር ይዋጉሃልን? የማይናገርና የማይሰማውን እንጨትና ድንጋይ ትገዛ ዘንድ ይዋጉሃልን?
44 አሁንም ይህን ታደርጉ ዘንድ ለአንተም ከአንተም ጋር ለሚሆኑ ለሰው ልጆች መልካም አይደለም፤ በእንጨትና በድንጋይ ታገለግላለህ እንደዚህ ምታደርጋለህ ደንቆሮ ነህን ወይስ የማታስተውል ነህን?
45፤ ሰማይንና ምድርን የፈጠረውን፥ በምድርም ላይ የፈጠረችሁን እግዚአብሔርን ረሱ፥ በዚህም ነገር ድንጋይንና እንጨትን በማምለክ በነፍሳችሁ ላይ ታላቅ ክፋትን ያመጣላችሁን?
46 አባቶቻችን በቀድሞ ዘመን ስለዚህ ነገር ኃጢአት ሠርተዋልን?
47 እና ይህን በማድረጋችሁ እንዴት ትቀጥላላችሁ እና የአለማትን አምላክ ቁጣ በእናንተ ላይ ታወርዱ ዘንድ የማይሰሙትን እና የማይናገሩትን ወይም ከጭቆና የሚያድኑትን የእንጨትና የድንጋይ አማልክት ታመልኩ ዘንድ እንዴት ትችላላችሁ?
48፤ አባቴም፡ ከዚህ፡ ተቆጠብ፥ በነፍስኽና፡ በቤተሰብኽ፡ ነፍስ፡ ላይ፡ ክፉ፡ አታምጣ።
49፤ አብራምም ፈጥኖ ከአባቱ ፊት ወጣ፥ ከአባቱም ትልቁን ጣዖት መውጊያ ወሰደ፥ አብራምም ቈርጦ ሸሸ።
50 ታራም አብራም ያደረገውን ሁሉ ባየ ጊዜ ከቤቱ ይሄድ ዘንድ ቸኰለ፥ ወደ ንጉሡም ሄደ፥ ወደ ናምሩድም ፊት ቀረበ፥ በፊቱም ቆመ፥ ለንጉሡም ሰገደ። ምን ትፈልጋለህ?
51 እርሱም። አሁንም ጌታዬና ንጉሤ ሆይ፣ ወደ ፊትህ ይመጣ ዘንድ፣ ከክፋቱም እንድንድን እንደ ሕጉ ይፍረድበት።
52 ንጉሡም ከባሪያዎቹ ሦስት ሰዎች ላከ፥ ሄደውም አብራምን ወደ ንጉሡ ፊት አቀረቡት። በዚያም ቀን ናምሩድ አለቆቹና ባሪያዎቹ ሁሉ በፊቱ ተቀምጠው ነበር ታራም ደግሞ በፊታቸው ተቀመጠ።
53 ንጉሡም አብራምን። አብራምም ለአባቱ በነገረው ቃል ለንጉሡ መለሰ እንዲህም አለ።
54 ንጉሡም አብራምን አለው። አብራምም ለንጉሡ እንዲህ ሲል መለሰ፡ — ኃይል ከሌለባቸውስ ለምን ታገለግላቸዋለህ?
55 ታገለግላቸው ዘንድ እንዲያድኑህ ወይም ታናሽ ወይም ታላቅ ነገር እንዲያደርጉ ታስባለህን? እና አንተን የፈጠረህን እና መግደልና ማዳን በስልጣኑ ያለውን የአጽናፈ ዓለሙን ሁሉ አምላክ ለምን አትረዳውም?
56 0 ደንቆሮ፣ ቀላል እና አላዋቂ ንጉሥ፣ ለዘለዓለም ወዮልህ።
57 ባሪያዎችህን ቅን መንገድ እንድታስተምር አስቤ ነበር፤ ነገር ግን ይህን አላደረግህም፤ ነገር ግን ምድርን ሁሉ በኃጢአትህ መንገድህንም በተከተሉ የሕዝብህ ኃጢአት ሞላህ።
፶፰፤ ይህን የምታደርገውን ክፉ ነገር፥ አባቶቻችን በጥንት ዘመን ኃጢአት ሠርተውባት እንደ ሠሩ አታውቁምን ወይም አልሰማህምን፥ እናም የዘላለም አምላክ የጥፋትን ውሃ በላያቸው እንዳመጣና ሁሉንም እንዳጠፋቸው እና ደግሞም ሁሉንም እንዳጠፋቸው። ምድር በእነሱ መለያ? የአለማትን አምላክ የእግዚአብሔርን ቍጣ ታወርድ ዘንድ፥ በአንተና በምድር ሁሉ ላይ ክፋትን ያመጣ ዘንድ አንተና ሕዝብህ አሁን ተነሥተህ ይህን ሥራ ትሠራለህን?
59 አሁንም ይህን የምታደርገውን ክፉ ሥራ አስወግድ፥ ነፍስህም በእጁ እንዳለች የዓለሙን አምላክ አምልኩ፤ በዚያን ጊዜም መልካም ይሆንልሃል።
60 ክፉው ልብህ ክፉ መንገድህን እንድትተው እና ዘላለማዊውን አምላክ እንድታገለግል ቃሌን ባይሰማ፣ አንተ፣ ሕዝብህና ከአንተ ጋር ግንኙነት ያላቸው ሁሉ በኋለኛው ዘመን በኀፍረት ትሞታለህ። ቃልህን በመስማት ወይም በክፉ መንገድህ መሄድ።
61 አብራምም በንጉሡና በአለቆቹ ፊት መናገሩን ባቆመ ጊዜ አብራም ዓይኑን ወደ ሰማይ አነሣና፡ —እግዚአብሔር ኃጢአተኞችን ሁሉ አይቶ ይፈርድባቸዋል አለ።

ምዕራፍ 12

1 ንጉሡም የአብራምን ቃል በሰማ ጊዜ በወኅኒ ያቆዩት ዘንድ አዘዘ። አብራምም አሥር ቀን ታስሮ ነበር።
2 በዚያም ወራት መጨረሻ ንጉሡ ነገሥታቱ፣ አለቆችና ገዥዎች ሁሉ፣ ጠቢባንም ሁሉ ወደ እርሱ እንዲመጡ አዘዘ፥ በፊቱም ተቀመጡ፤ አብራምም በግዞት ቤት ነበረ።
3 ንጉሡም አለቆቹንና ጠቢባን፡ — የታራ ልጅ አብራም በአባቱ ላይ ያደረገውን ሰምታችኋልን? እንዲሁ አደረገበት፣ ወደ እኔም እንዲያቀርቡት አዝዣለሁ፣ እናም እንዲህ ብሎ ተናገረ። ልቡ አላዘነለትም፥ በፊቴም አላነሳሳውም፤ እነሆም አሁን በወህኒ ታስሯል።
4 ስለዚህ ንጉሡን የሰደበው ለዚህ ሰው የሚገባውን ፍርድ ወስኑ፤ የሰማችሁትን ሁሉ የተናገረ እና ያደረገ።
5 ሁሉም ለንጉሡ። ነገር ግን የተናገረውን ሁሉ ካደረገ በኋላ እና አማልክቶቻችንን ንቆ ስለዚህ በእሳት መቃጠል አለበት, በዚህ ጉዳይ ላይ ህግ ይህ ነው.
6 ንጉሡ ይህን ያደርግ ዘንድ ቢወድድ፥ ሌሊትና ቀን በጡብ እቶን ውስጥ እሳት እንዲያነድዱ ባሪያዎቹን ያዝዛቸው፥ እኛም ይህን ሰው ወደ እርስዋ እንጥላለን። ንጉሡም እንዲሁ አደረገ፥ ባሪያዎቹንም በካዲም ባለው በንጉሡ እቶን ውስጥ ሦስት ቀንና ሦስት ሌሊት እሳት እንዲያዘጋጁ አዘዘ። ንጉሡም አብራምን ከእስር ቤት ወስደው እንዲቃጠል እንዲያወጡት አዘዛቸው።
7፤ የንጉሡም ባሪያዎች ሁሉ፥ አለቆች፥ መኳንንት፥ ገዢዎች፥ ፈራጆችም፥ በአገሩም የሚኖሩ ሁሉ፥ ዘጠኝ መቶ ሺህ የሚያህሉ ሰዎች አብራምን ለማየት በእቶኑ ፊት ቆሙ።
8፤ ሴቶችና ሕፃናትም ሁሉ አብራምን ያደረገውን ለማየት በሰገነቱና በግንቡ ላይ ተሰበሰቡ፤ ሁሉም በሩቅ ቆሙ። በዚያም ቀን ትእይንቱን ለማየት ያልመጣ አንድም ሰው አልቀረም።

9፤ አብራምም፡ በመጣ፡ ጊዜ፡ የንጉሡ፡ ሚስቶችና፡ ሊቃውንት፡ አብራምን፡ አዩት፥ ወደ፡ ንጉሡም፡ ጮኹ፡ እንዲህ፡ ብሎ፡ ጮኹ። ኮከቡ አራቱን ከዋክብት ዋጠ፤ ለንጉሱ የነገርነውን ከሃምሳ ዓመት በኋላ ነው።

10 አሁንም እነሆ አባቱ ደግሞ ትእዛዝህን ጥሷል፣ የገደልከውንም ሌላ ልጅ በማምጣት ተዘባበትብብሃል።

11 ንጉሡም ቃላቸውን በሰማ ጊዜ እጅግ ተቈጣ፥ ታራንም ወደ እርሱ ያመጡት ዘንድ አዘዘ።

12 ንጉሡም። አስማተኞች የተናገሩትን ሰምተሃልን? አሁን በእውነት ንገረኝ እንዴት ነበርክ;እውነት ትምከተናገርክ ትነጻለህ።

13 የንጉሡም ቍጣ እጅግ እንደ ነደደ ባየ ጊዜ ታራ ንጉሡን። ንጉሡም፡- ትእዛዜን ትተላለፍ ዘንድ፥ ያልወለድሽውንም ልጅ ትሰጠኝ ዘንድ እንዴት ይህን ነገር ታደርጋለህ?

14 ታራም ለንጉሱ፡ — በዚያን ጊዜ ርኅራኄዬ ለልጄ እጅግ ደስ ብሎኛልና ከባሪያይቱ ልጅ ወስጄ ወደ ንጉሡ አመጣሁት፡ ብሎ መለሰለት።

15 ንጉሡም ስለዚህ ነገር ማን መከረህ? ንገረኝ፥ ከእኔ አንዳች አትሰውር፥ ከዚያም አትሞትም።

16 ታራም በንጉሡ ፊት እጅግ ደነገጠ ንጉሡንም እንዲህ አለው። ፤ ሐራንም አብራም በተወለደ ጊዜ በዚያ ዘመን የሠላሳ ሁለት ዓመት ሰው ነበረ።

17፤ ካራን ግን አባቱን በምንም ነገር አልመከረውም፤ ታራ እጅግ ፈርቶ ነፍሱን ከንጉሥ ያድን ዘንድ ይህን ለንጉሡ ተናግሮ ነበር። ንጉሡም ታራን። ይህን የመከረህ ልጅህ ካራን ከአብራም ጋር በእሳት ይሞታል፤ በንጉሡ ምኞት ላይ ስላመፀ የሞት ፍርድ በእርሱ ላይ ነውና።

18፤ ካራንም፡ በዚያን፡ ጊዜ፡ የአብራምን፡ መንገድ፡ ሊከተል፡ ወደደ፥ ርሱ፡ ግን፡ በውስጡ፡ አደረገው።

19 ሃራንም በልቡ፡ — አብራም ስላደረገው ስለዚህ ንጉሡ አብራምን ያዘው፤ እንዲህም ይሆናል፤ አብራም በንጉሥ ላይ ቢያሸንፍ እኔ እከተለዋለሁ፥ ንጉሡም ቢያሸንፍ እከተለዋለሁ። ንጉሱን ተከተሉ።

20 ታራም ስለ ልጁ ካራን ይህን ለንጉሡ በተናገረ ጊዜ ንጉሡ ካራን ከአብራም ጋር እንዲይዝ አዘዘ።

21፤ ሁለቱንም አብራምንና ወንድሙን ካራንን በእሳት ውስጥ ይጥሉአቸው ዘንድ አመጡአቸው። በአገሩም የሚኖሩ ሁሉ፣ የንጉሡ አገልጋዮች፣ አለቆች፣ ሴቶችና ሕጻናት ሁሉ በዚያ በላያቸው ቆመው ነበር።

22 የንጉሥም ባሪያዎች አብራምንና ወንድሙን ወሰዱ፥ ከለበሱትም ዝቅተኛ ልብሳቸው በቀር ልብሳቸውን ሁሉ ገፈፉአቸው።

23 እጃቸውንና እግራቸውንም በተልባ እግር ገመድ አስረው የንጉሡ አገልጋዮች አንሥተው ሁለቱን ወደ እቶን ጣሉአቸው።

24፤ እግዚአብሔርም፡ አብራምን፡ ወደደው፥ ራራለትም፡ እግዚአብሔርም፡ ወረደ፥ አብራምንም፡ ከእሳት፡ አዳነው፥ አልቃጠለምም።

25፤ ያሰሩበትም ገመድ ሁሉ ተቃጠለ፥ አብራምም ቀረ፥ በእሳትም ውስጥ ይመላለስ ነበር።

26 ወደ እሳትም በጣሉት ጊዜ ሐራን ሞተ፥ አመድም ሆኖ ተቃጠለ፥ ልቡም በእግዚአብሔር ፊት ፍጹም አልነበረምና። ወደ እሳቱም የጣሉት ሰዎች የእሳቱ ነበልባል በላያቸው ዘረጋና ተቃጠሉ ከእነርሱም አሥራ ሁለት ሰዎች ሞቱ።

27 አብራምም በእሳቱ መካከል ሦስት ቀንና ሦስት ሌሊት ሄደ የንጉሡም ባሪያዎች ሁሉ በእሳት ውስጥ ሲመላለስ አይተው መጡና ለንጉሡ እንዲህ ብለው ነገሩት። የእሳቱና በእርሱ ላይ ያሉት የታችኛው ልብስ አልተቃጠለም ነገር ግን የታሰረበት ገመድ ተቃጠለ።

28 ንጉሡም ቃላቸውን በሰማ ጊዜ ልቡ ደከመ፥ አላመናቸውምም። ይህንም ነገር ያዩ ዘንድ ሌሎች ታማኝ አለቆችን ላከ እነርሱም ሄደው አይተው ለንጉሡ ነገሩት። ንጉሡም ሄዶ ያይ ዘንድ ተነሣ፤ አብራምም በእሳቱ መካከል ወዲያና ወዲህ ሲመላለስ አየ፤ የሐራንም ሥጋ ሲቃጠል አየ፤ ንጉሡም እጅግ ተደነቀ።

29 ንጉሡም አብራምን ከእሳት ያወጡት ዘንድ አዘዘ። አገልጋዮቹም ሊያወጡት ቀረቡ፥ አልቻሉምም፥ እሳቱ በዙሪያው ነበረና እሳቱም ከእቶኑ ወደ እነርሱ ይወጣ ነበርና።

30 የንጉሥም ባሪያዎች ከእርስዋ ሸሹ፥ ንጉሡም።

31፤ የንጉሡም ባሪያዎች አብራምን ሊያወጡት እንደ ገና ቀረቡ፥ ነበልባሉም መጣባቸው ፊታቸውንም አቃጠለ፥ ስምንቱም ሞቱ።

32 ንጉሡም ባሪያዎቹ እንዳይቃጠሉ ወደ እሳቱ መቅረብ እንዳልቻሉ ባየ ጊዜ ንጉሡ አብራምን ጠራው፥ በሰማያት የምትኖር የእግዚአብሔር ባሪያ ሆይ፥ ከእሳቱ መካከል ውጣና ወደዚህ ቀድመኝ፤ አብራምም የንጉሱን ቃል ሰማ፥ ከእሳቱም ወጥቶ መጥቶ በንጉሡ ፊት ቆመ።

33 አብራምም በወጣ ጊዜ ንጉሡና ባሪያዎቹ ሁሉ አብራም ልብሱን ለብሶ ወደ ንጉሡ ፊት ሲመጣ አይተው አልተቃጠሉም ነበር ነገር ግን የታሰረበት ገመድ ተቃጠለ።

34 ንጉሡም አብራምን። በእሳት ያልተቃጠልህ እንዴት ነው?

35 አብራምም ንጉሱን፡ — የታመንሁበት የሰማይና የምድር አምላክ፥ በኃይሉም ሁሉ ያለው አምላክ፥ ከጣልኸኝ እሳት አዳነኝ።

36፤ የአብራምም፡ ወንድም፡ ካራን፡ አመድ፡ ኾነው፡ ተቃጠለ፥ አስከሬኑንም፡ ፈለጉ፥ ተበላም፡ አገኙት።

37 ካራንም በካዲም እሳት ሞተ የሰማንያ ሁለት ዓመት ሰው ነበረ። ንጉሡም መሳፍንቱም በምድርም የሚኖሩ አብራም ከእሳት እንደ ዳነ ባዩ ጊዜ መጥተው ለአብራም ሰገዱለት።

38 አብራምም እንዲህ አላቸው፡ — ለእኔ አትስገዱ፤ ነገር ግን ለፈጠረችሁ ለዓለም አምላክ ስገዱ፥ አምልኩት፥ ከዚህ እሳት ያዳነኝ እርሱ ነውና። እርሱ የሰውን ሁሉ ነፍስና መንፈስ የፈጠረ፣ ሰውንም በእናቱ ማኅፀን ውስጥ የሠራ፣ ወደ ዓለምም ያወጣው፣ በእርሱ የሚታመኑትንም ከሥቃይ ሁሉ የሚያድናቸው እርሱ ነው።

39፤ አብራምም ከእሳት እንደዳነ ሐራንም እንደ ተቃጠለ ይህ ነገር በንጉሡና በአለቆቹ ፊት እጅግ ድንቅ ሆነ። ንጉሡም ለአብራም ብዙ

ስጦታ ሰጠው፥ ከንጉሡም ቤት ሁለቱን አለቆች ሰጠው። የአንዱ ስም ኦኒ ነበረ የሁለተኛውም ስም ኤሊዔዘር ነበረ።

40፤ ነገሥታቱ፡ መኳንንቱና፡ ባሪያዎቹ፡ ኹሉ፡ ለአብራም፡ ብዙ፡ የብር፡ ወርቅና፡ ዕንቍ፡ ስጦታ፡ ሰጡት፤ ንጉሡና፡ አለቆቹም፡ አሰናበቱት፥ በሰላምም፡ ኼደ።

41 አብራምም ከንጉሡ ዘንድ በደኅና ወጣ፥ የንጉሡም ባሪያዎች ብዙ ተከተሉት፥ ሦስት መቶም የሚያህሉ ሰዎች ከእርሱ ጋር ተቀላቀሉ።

42 አብራምም በዚያ ቀን ተመልሶ እርሱና የተከተሉት ሰዎች ወደ አባቱ ቤት ሄዱ፤ አብራምም በሕይወቱ ዘመን ሁሉ አምላኩን እግዚአብሔርን አመለከ፤ በመንገዱም ሄደ ሕጉንም ተከተለ።

43፤ ከዚያም፡ ቀን፡ ዠምሮ፡ አብራም፡ እግዚአብሔርን፡ እንዲገዙ፡ የሰውን፡ ልጆች፡ ልብ፡ ዘንበል።

44 በዚያም ጊዜ ናኮርና አብራም የወንድማቸውን የካራንን ሴቶች ልጆች ሚስቶችን አገቡ። የናኮር ሚስት ሚልካ ነበረች የአብራም ሚስት ስም ሦራ ነበረ። የአብራም ሚስት ሦራ መካን ነበረች; በዚያን ጊዜ ዘር አልነበራትም።

45 አብራምም ከእሳት ከወጣ በአምሳ ሁለተኛው ዓመት ሁለት ዓመት ሲሞላው፥ እነሆ፥ ንጉሡ ናምሩድ በባቤል በዙፋኑ ላይ ተቀምጦ ነበር፤ ንጉሡም አንቀላፋ፥ ከእርሱም ጋር እንደ ቆመ አየሁ። ሠራዊቱንና ሠራዊቱን ከንጉሡ እቶን ፊት ለፊት ባለው ሸለቆ ውስጥ።

46 ዓይኑንም አንሥቶ አንድ ሰው አብራምን የሚመስል ሰው ከእቶኑ ሲወጣ አየ፤ መጥቶም የተመዘዘ ሰይፍ ይዞ በንጉሡ ፊት ቆመ፤ ንጉሡም በሸሸ ጊዜ በሰይፉ ወደ ንጉሡ እንደ ቀረበ አየ። ከሰውየው, ስለ ፈራ; እየሮጠም ሳለ ሰውየው በንጉሡ ራስ ላይ እንቁላል ጣለ እንቁላሉም ትልቅ ወንዝ ሆነ።

47፤ ንጉሡም፡ ሕልም፡ ያለ፡ ሠራዊቱ፡ ኹሉ፡ በዚያ፡ ወንዝ፡ ውስጥ፡ ሰምጦ፡ እንደሞተ፡ አየ፤ ንጉሡም፡ ከፊቱ፡ ከነበሩት፡ ሦስት፡ ሰዎች፡ ጋራ፡ ሸሸ፥ አመለጠውም።

48 ንጉሡም እነዚህን ሰዎች ተመለከታቸው፥ የመኳንንትም ልብስ እንደ ነገሥታት ልብስ ለብሰው የንጉሰችም ግርማ ሞገስ ነበራቸው።

49 ሲሮጡም ወንዙ በንጉሡ ፊት እንደ ገና እንቁላል ሆነ፤ ከእንቁላልም አንዲት ደቦል ወፍ ወጣች ወደ ንጉሡም ፊት መጣችና በራሱ ላይ በረረ የንጉሡንም ዓይን ነጠቀ።

50 ንጉሡም ባየው አዘነ፥ ከእንቅልፉም ነቃ መንፈሱም ታወከ። ታላቅ ሽብርም ተሰማው።

51 ንጉሡም ሕልሙን በነገራቸው ጊዜ በማለዳው ንጉሡ ፈርቶ ከአልጋው ተነሣ፤ ጠቢባንና አስማተኞችም ሁሉ ወደ እርሱ ይመጡ ዘንድ አዘዘ።

52 አኑኪ የሚባል አንድ ብልህ የንጉሥ ባሪያ ለንጉሡ እንዲህ ሲል መለሰለት፡ — ይህ በኋለኛው ዘመን በጌታዬና በንጉሣዬ ላይ ከሚነሣው የአብራምና የዘሩ ክፋት በቀር ሌላ አይደለም።

53፤ እነሆም፥ አብራምና ዘሩ የቤቱም ልጆች ከንጉሣዬ ጋር የሚዋጉበት ቀን ይመጣል፥ የንጉሡንም ጭፍሮችና ጭፍሮችን ሁሉ ይመቱ።

፶፬ እናም እንደ ራስህ ስላየሃቸው እና ስላመለጡት ስለ ሶስት ሰዎች የተናገርከው፣ ይህ ማለት አንተ ብቻ ከአንተ ጋር በጦርነት ከሚሆኑት ከምድር ነገሥታት ከሶስት ነገሥታት ታድናለህ ማለት ነው።

55 ከወንዙም እንደ ቀድሞው እንቁላል ሆኖ ዐይንህንም ያወጣችውን ወፍ ያየኸው ይህ በኋለኛው ዘመን ንጉሡን ከሚገድለው ከአብራም ዘር በቀር ምንም ማለት አይደለም።

56 የንጉሴ ሕልም ይህ ነው ፍቺውም ይህ ነው ሕልሙም እውነት ነው ባሪያህም የሰጠህ ፍቺ ትክክል ነው።

57 አሁንም ንጉሤ ሆይ፣ ጠቢባንህ አብራም በተወለደ ጊዜ ይህን ካዩት አሁን አምሳ ሁለት ዓመት እንደ ሆነ ታውቃለህ፤ ንጉሴም አብራም በምድር ላይ እንዲኖር ቢፈቅድ ይህ በጌታዬና በጌታዬ ላይ ጉዳት ይሆናል። ንጉሥ ሆይ፥ አብራም በሕይወት ባለበት ዘመን ሁሉ አንተና መንግሥትህ አትጸኑም፤ ይህ አስቀድሞ በመወለዱ ታውቋልና። በኋለኛው ዘመን ክፋቱ ከአንተ እንዲጠበቅ ንጉሤ ለምን አይገድለውም?

58 ናምሩድም የአኑኪን ቃል ሰማ፥ አብራምንም ያዙት፥ እንዲሞትም ወደ ንጉሡ ፊት እንዲያቀርቡት ከባሪያዎቹ በስውር ላከ።

59 ንጉሡም የሰጠው የአብራም ባሪያ ኤሊዔዘር በዚያን ጊዜ በንጉሡ ፊት ነበረ፥ አኑኪም ንጉሡን እንደ ተናገረ ንጉሡም አብራምን እንዲገድል የተናገረውን ሰማ።

60 ኤሊዔዘርም አብራምን አለው፡ — በንጉሥ እጅ እንዳትሞት ፈጥነህ ተነሣ ነፍስህን አድን፤ እንዲህም በሕልም ስለ አንተ አይቷልና፥ አኑኪም እንዲሁ ተረጎመው፥ ደግሞም እንዲሁ አደረገ። አኑኪ ስለ አንተ ንጉሡን መከረ።

61 አብራምም የኤሊዔዘርን ቃል ሰማ፤ አብራምም ቸኩሎ ወደ ኖኅና ወደ ልጁ ሴም ቤት በደኅና ሮጠ፥ በዚያም ተሸሸገ፥ የደኅንነትም ስፍራ አገኘ። የንጉሥም ባሪያዎች ወደ አብራም ቤት መጡ አላገኙትም፥ አገሩንም ዘሩ አልተገኘምም፤ ሄደውም በየአቅጣጫው ፈለጉ ከእርሱም ጋር ሊገናኘው አልቻለም። .

62 የንጉሡም ባሪያዎች አብራምን ባላገኙት ጊዜ ወደ ንጉሡ ተመለሱ፤ ነገር ግን ንጉሡ አብራም ስላላገኙት ተቈጣው ጸጥ አለ፤ ንጉሡም ስለ አብራም ይህን ነገር ከአእምሮው አስወጣው።

63 ንጉሡም ይህን ነገር እስኪረሳ ድረስ አብራም በኖኅ ቤት ለአንድ ወር ያህል ተሸሸገ፤ አብራምም ንጉሡን ፈራ። ታራም ልጁን አብራምን በኖኅ ቤት በስውር ሊያየው መጣ፤ ታራም በንጉሡ ፊት ታላቅ ነበረች።

64 አብራምም አባቱን አለው።

65፤ አሁንም እዚህ ማን አለህ በዚህች ምድርስ ምን አለህ? ተነሥተህ ወደ ከነዓን ምድር አብረን እንሂድ ከእጁም እንድንድን በኋለኛው ዘመን በእርሱ እንዳትጠፋ።

66 ናምሩድ ይህን ሁሉ ክብር የሰጠህ በፍቅር እንዳልሆነ፥ ነገር ግን ይህን ሁሉ በጎ ነገር ለአንተ እንዲሰጥህ ለጥቅሙ ብቻ እንደ ሆነ አታውቅምን ወይስ አልሰማህም?

፷፯ እናም ከዚህ የሚበልጥ መልካም ቢያደርግልህ፣ እነዚህ የአለም ከንቱዎች ብቻ ናቸው፣ ምክንያቱም ሀብትና ሀብት በቁጣ እና በቁጣ ቀን አይጠቅሙም።

68 አሁንም ቃሌን አድምጡ፥ ተነሥተንም ከናምሩድ ጉዳት እንዳትደርስ ወደ ከነዓን ምድር እንሂድ። በምድርም ላይ የፈጠረህን ጌታ አምልኩ፤ ለአንተም መልካም ይሆናል። የምትከተለውን ከንቱ ነገር ሁሉ ጣል።

69 ኖኅና ልጁ ሴም ታራን። አብራም የነገረህ ቃል እውነት ነው ብለው በመለሱ ጊዜ አብራም መናገርን ተወ።

70 ታራም የልጁን የአብራምን ቃል ሰማ፤ ታራም አብራም ያለውን ሁሉ አደረገ፤ ንጉሡ አብራምን እንዳይገድለው ይህ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነውና።

ምዕራፍ 13

1 ታራም ልጁን አብራምንና የካራንን ልጅ የልጅ ልጁን ሎጥን ምራቱንም የልጁን የአብራምን ሚስት ሦራን የቤተ ሰቡንም ነፍስ ሁሉ ወሰደ፥ ከእነርሱም ጋር ከዑር ካዲም ሄደ። የከነዓን ምድር። ፴፰ እናም እስከ ሃራን ምድር ድረስ በመጡ ጊዜ በዚያ ቆዩ፣ ምክንያቱም እጅግ በጣም ጥሩ ለግጦሽ መሬት እና ከእነሱ ጋር ለሄዱት በቂ ነበረ።

2 የካራንም ምድር ሰዎች አብራም ቸርና በእግዚአብሔርና በሰው ፊት ቅን እንደ ሆነ፥ አምላኩም እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር እንዳለ አዩ፤ ከካራንም አገር ሰዎች አንዳንድ መጥተው አብራምን ተባበሩ፥ አስተማራቸውም። የእግዚአብሔር መመሪያ እና መንገዱ; እነዚህም ሰዎች ከአብራም ጋር በቤቱ ቀሩ፥ ከእርሱም ጋር ተጣበቁ።

3 አብራምም በምድር ላይ ሦስት ዓመት ተቀመጠ፤ ሦስት ዓመትም በተፈጸመ ጊዜ እግዚአብሔር ለአብራም ተገለጠለትና። ከዑር ካዲም ያወጣሁህ ከጠላቶችህም ሁሉ እጅ ያዳንሁህ እግዚአብሔር እኔ ነኝ።

4 አሁንም ቃሌን ብትሰማ ትእዛዜን፣ ሥርዓቴንና ሕጌን ብትጠብቅ፣ ጠላቶችህን በፊትህ እንዲወድቁ አደርጋለሁ፣ እናም ዘርህን እንደ ሰማይ ከዋክብት አበዛለሁ፣ እናም የእኔን እልክላለሁ። በእጅህ ሥራ ሁሉ ይባረክ፥ አንዳችም አይጐድልብህም።

5 አሁንም ተነሣ፥ ሚስትህንና የአንተ የሆነውን ሁሉ ይዘህ ወደ ከነዓን ምድር ሂድ፥ በዚያም ተቀመጥ፥ እኔም በዚያ አምላክ እሆንሃለሁ፥ እባርክሃለሁም። አብራምም ተነሣ፥ ሚስቱንም ሁሉ ወሰደ፥ እግዚአብሔርም እንደ ነገረው ወደ ከነዓን ምድር ሄደ። አብራምም ከካራን በሄደ ጊዜ የአምሳ ዓመት ጐልማሳ ነበረ።

6 አብራምም ወደ ከነዓን ምድር መጣ፥ በከተማይቱም መካከል ተቀመጠ፥ በዚያም በከነዓን ልጆች መካከል ድንኳኑን ተከለ፥ በምድርም በሚኖሩ።

7 እግዚአብሔርም ለአብራም ወደ ከነዓን ምድር በመጣ ጊዜ ተገለጠለት፥ እንዲህም አለው፡ — ለአንተና ከአንተ በኋላ ለዘርህ ለዘላለም የሰጠኋት ምድር ይህች ናት፥ ዘርህንም እንደ ሰማይ ከዋክብት አደርገዋለሁ። አንተም የምታያትን ምድር ሁሉ ለዘርህ ርስት አድርጌ እሰጣለሁ።

8 አብራምም እግዚአብሔር በተናገረበት ስፍራ መሠዊያ ሠራ፤ በዚያም አብራም የእግዚአብሔርን ስም ጠራ።

9 በዚያን ጊዜ አብራም በከነዓን ምድር የተቀመጠ ሦስት ዓመት በፈጸመ ጊዜ፥ በዚያ ዓመት ኖኅ ሞተ፥ እርሱም አብራም በሕይወቱ አምሳ ስምንተኛው ዓመት ነበረ። ኖኅም የኖረበት ዘመን ሁሉ ዘጠኝ መቶ አምሳ ዓመት ሆነ ሞተም።

10 አብራምም በከነዓን ምድር ተቀመጠ፤ እርሱ፣ ሚስቱ፣ የእሱም ንብረት ሁሉ፣ ከእርሱም ጋር የነበሩት ሁሉ፣ ከአገሩም ሰዎች ጋር አብረው የነበሩት ነገር ግን የአብራም ወንድም ናኮር አባቱ ታራም የካራንም ልጅ ሎጥ የእነርሱም ሁሉ በካራን ተቀመጡ።

11 አብራም በከነዓን ምድር በተቀመጠ በአምስተኛው ዓመት የሰዶምና የገሞራ ሰዎች የሜዳውም ከተሞች ሁሉ ከኤላም ንጉሥ ከኮሎዶጎምር ሥልጣን ተነሣ። በሜዳም ያሉ ከተሞች ነገሥታት ሁሉ ኮሎዶጎምርን አሥራ ሁለት ዓመት ተገዙለት፥ የዓመትም ግብር ይሰጡት ነበር፤ በዚያም ዘመን በአሥራ ሦስተኛው ዓመት ዐመፁበት።

12 አብራምም በከነዓን ምድር በተቀመጠ በአሥረኛው ዓመት በሰናዖር ንጉሥ በናምሩድና በኤላም ንጉሥ በኮዶርላጎምር መካከል ጦርነት ሆነ፤ ናምሩድም ኮሎዶጎምርን ሊወጋና ሊገሥጸው መጣ።

13 በዚያን ጊዜ ኮሎዶጎምር ከናምሩድ ሠራዊት አለቆች አንዱ ነበርና፥ በግምቡም ላይ ያሉት ሰዎች ሁሉ በተበተኑ ጊዜ የቀሩትም በምድር ላይ በተበተኑ ጊዜ ኮሎዶጎምር ወደ ኤላም ምድር ሄዶ ነገሠ። በላዩም በጌታው ላይ ዐመፀ።

14፤ በዚያም ወራት፡ ናምሩድ፡ የቈላው፡ ከተማዎች፡ እንደ፡ ዐመፁ፡ ባየ፡ ጊዜ፡ በትዕቢትና፡ በቍጣ፡ ከኮሎዶጎምር፡ ጋራ፡ መጣ፤ ናምሩድም፡ አለቃዎቹንና፡ ገዢዎቹን፡ ኹሉ፡ ሰባት፡ መቶ፡ ሺሕ፡ ያህሉ፡ ሰዎች፡ ሰበሰበ፥ በኮሎዶጎምርና በኮሎዶጎምርም ላይ ሄደ። ከአምስት ሺህ ሰዎች ጋር ሊቀበሉት ወጡ፥ በኤላምና በሰናዖርም መካከል ባለው በባቤል ሸለቆ ለሰልፍ ተዘጋጁ።

15፤ ነዚያም፡ ነገሥታት፡ ኹሉ፡ በዚያ፡ ተዋጉ፡ ናምሩድና፡ ሕዝቡ፡ በከዶላኦመር፡ ሕዝብ፡ ፊት፡ ተመቱ፡ ከናምሩድም፡ ሰዎች፡ ስድስት መቶ፡ ሺሕ፡ ያህሉ፡ ወደቁ፥ የንጉሡም፡ ልጅ፡ ማርዶን፡ በመካከላቸው፡ ወደቀ።

16 ናምሩድም ሸሽቶ በኀፍረትና በውርደት ወደ አገሩ ተመለሰ፥ ለኮሎዶጎምርም ብዙ ዘመን ተገዝቶ ነበር፤ ኮሎዶጎምርም ወደ አገሩ ተመለሰ የሠራዊቱንም አለቆች በዙሪያው ወደ ተቀመጡ ነገሥታት ወደ አርዮክ ንጉሥ ወደ

አርዮክ ላከ። ለአላሳርና ለቲዳል የጎዪም ንጉሥ፥ ከእነርሱም ጋር ቃል ኪዳን ገቡ፥ ሁሉምለትእዛዙ ታዘዙ።

17፤ አብራምም፡ በከነዓን፡ ምድር፡ በተቀመጠ፡ በዐሥራ፡ አምስተኛው፡ ዓመት፡ አብራም፡ በሕይወቱ፡ ሰባተኛው፡ ዓመት፡ ነበረ። እግዚአብሔርም፡ ለአብራም፡ በዚያ፡ ዓመት፡ ተገለጠለት፥ እንዲህም፡ አለው፦ እኔ፡ እግዚአብሔር፡ ያመጣኹኽ፡ ነኝ። ይህችን ምድር ርስት አድርጎ ይሰጥህ ዘንድ ከዑር ካዲምወጣ።

18 አሁንም በፊቴ ተመላለስ ፍጹምም ሁን ትእዛዜንም ጠብቅ ለአንተና ለዘርህ ይህችን ምድር ከምጽሬም ወንዝ ጀምሮ እስከ ታላቁ ወንዝ እስከ ኤፍራጥስ ድረስ ርስት አድርጌ እሰጣታለሁና።

19 ወደ አባቶችህም በሰላምና በደስታ ትመጣለህ፤ አራተኛው ትውልድም ወደዚህች ምድር ይመለሳል ለዘላለምም ይወርሳል። አብራምም መሠዊያ ሠራ፥ የተገለጠለትንም የእግዚአብሔርን ስም ጠራ፥ በመሠዊያውም ላይ ለእግዚአብሔር መሥዋዕት አቀረበ።

20 በዚያን ጊዜ አብራም አባቱንና እናቱን የአባቱንምቤተ ሰቦች ለማየት ወደ ካራን ሄደ አብራምም ሚስቱም የእርሱም ንብረት ሁሉ ወደ ካራን ተመለሱ አብራምም በካራን አምስት ዓመት ተቀመጠ።

21 ብዙ የካራንም ሰዎች ሰባ ሁለት የሚያህሉ ሰዎች አብራም ተከተሉት፤ አብራምም የእግዚአብሔርን ምክርና መንገዱን አስተማራቸው፥ እግዚአብሔርንም እንዲያውቁ አስተማራቸው።

22 በዚያም ወራት እግዚአብሔር ለአብራም በካራን ተገለጠለት፥ እንዲህምአለው።

23 ከምድርህ ከትውልድ ቦታህና ከአባትህ ቤት ለአንተና ለልጆችህ እሰጥ ዘንድ ወደማሳይህ ምድር ውጣ፤ በዚያም ምድር እባርክሃለሁ፥ ሹምም አደርግሃለሁ። ታላቅ ሕዝብ፥ ስምህንም ከፍ ከፍ አድርግ፥ የምድርም ወገኖች በአንተ ይባረካሉ።

24 አሁንም ተነሥተህ አንተ ሚስትህና የአንተ ያለው ሁሉ ከዚህ ስፍራ ውጣ፥ በቤትህም የተወለዱትን ሁሉ በካራንም የፈጠርሃቸውን ነፍሳት ሁሉ ከዚህ ስፍራ ውጣ፥ ከአንተም ጋር ከዚህ አውጣቸው፥ ተነሥም። ወደ ከነዓን ምድር ለመመለስ።

25 አብራምም ተነሥቶ ሚስቱን ሦራን ከእርሱም ያለውን ሁሉ በቤቱም የተወለዱለትን ሁሉ በካራንም የፈጠሩትን ነፍሳት ወሰደ፥ ወደ ከነዓንም ምድር ሊሄዱ ወጡ።

26 አብራምም እንደ እግዚአብሔር ቃል ወደ ከነዓን ምድር ሄደ። የወንድሙም የካራን ልጅ ሎጥ ከእርሱ ጋር ሄደ፤ አብራምም ወደ ከነዓን ምድር ይመለስ ዘንድ ከካራን በወጣ ጊዜ የሰባ አምስት ዓመት ሰው ነበረ።

27 እንደ እግዚአብሔርም ለአብራም ቃል ወደ ከነዓን ምድር መጣ፤ ድንኳኑንም ተከለ በመምሬ ሜዳ ተቀመጠ፤ ከእርሱም ጋር የወንድሙልጅ ሎጥ ከእርሱምጋር ነበረ።

28 እግዚአብሔርም ለአብራም እንደ ገና ተገለጠለትና። በዚያም ለተገለጠው ለእግዚአብሔር መሠዊያ ሠራ፥ እርሱም እስከ ዛሬ በመምሬ ሜዳ አለ።

ምዕራፍ 14

1 በዚያም ወራት በሰናዖር ምድር ጥበቡን ሁሉ አስተዋይና ውብ መልክ ያለውአንድ ጠቢብ ሰው ነበረ፥ እርሱ ግን ድሀና ምስኪን ነበረ። ሪካዮን ይባላል እና እራሱን ለመደገፍ በጣም ከባድ ነበር።

2 ለንጉሡም ጥበቡን ያሳይ ዘንድ ወደ ግብፅ ሄዶ ወደ ግብፅ ወደ አኖምልጅ ወደ ኦስዊሪስ ሊሄድ አሰበ። ምናልባት በፊቱ ሞገስን አግኝቶ ያስነሣው ይረዳው ዘንድ ነውና። እና ሪካዮን እንዲሁ አደረገ.

3 ሪካዮንም ወደ ግብፅ በመጣ ጊዜ የግብፅን ሰዎች ስለ ንጉሡ ጠየቀ፤ የግብፅም ሰዎች የግብፅን ንጉሥ ሥርዓት ነገሩት፤ በዚያን ጊዜ ከንጉሣዊ ቤተ መንግሥቱ ይሄድ ዘንድ የግብፅ ንጉሥ ሥርዓት ነበረና የግብፅ ነዋሪዎች የግብፅን ንጉሥ ሥርዓት ነገሩት። እና በውጭአገር በዓመት አንድ ቀን ብቻ ታየ, እና ከዚያ በኋላ ንጉሱ በዚያ ለመቆየት ወደ ቤተ መንግሥቱ ይመለሳል.

4 ንጉሱም በወጣበት ቀን በምድር ላይ ፍርዱን ሰጠ፣ እናም ሁሉም ነገር የለበሰ ሁሉ ልመናውን ለማግኘት በዚያ ቀን ወደ ንጉሱ ፊት ቀረበ።

5 ርቃዮንም በግብፅ ያለውን ልማድ በሰማ ጊዜ ወደ ንጉሡም መምጣት እንዳልቻለ በሰማ ጊዜ እጅግ አዘነ እጅግምአዘነ።

6፤ በመሸም ጊዜ ርቃዮን ወጥቶ የፈረሰ ቤት፥ ቀድሞ በግብፅ የእንጀራ ቤት አገኘ፥ በነፍሱም ምሬትና በራብ ተይዞ በዚያ ተቀመጠ፥ እንቅልፍምከዓይኑ ተወገደ።

7፤ ርቃዮንም ንጉሡ እስኪገለጥ ድረስ በከተማይቱ ውስጥ ምን ማድረግ እንዳለበት፥ በዚያምእንዴት እንደሚድን በልቡአሰበ።

8 በማለዳም ተነሥቶ ይመላለስ ነበር፥ በመንገዱም አትክልትና ልዩ ልዩ ዘር የሚሸጡትን ሰዎች አገኘ።

9 ሪያዮንም በከተማው ውስጥ እንክብካቤን ለማግኘት ያንኑ ሊያደርግ ወደደ፣ ነገር ግን የሕዝቡን ሥርዓት አላወቀም ነበር፣ እናም በመካከላቸውእንደ ዕውር ሰውነበር።

10 ሄዶም ይሸጥላቸውዘንድ አትክልት ወሰደ፥ ጨካኞችም ተሰብስበው ያፌዙበት ነበር፥ አትክልቱንም ከእርሱ ወሰዱ ምንም አላስቀሩበትም።

11፤ ከዚያም፡ በነፍሱ፡ ምሬት፡ ተነሥ፡ አለቅሰም፡ ሌሊቱን፡ ኹሉ፡ ወዳደረበት፡ ወደ፡ እንጀራ፡ ቤት፡ ኼደ፥ በዚያም፡ በሁለተኛው፡ ሌሊት፡ አደረ።

12 ዳግመኛም በዚያች ሌሊት ራሱን እንዴት ከረሃብ እንደሚያድን በልቡ አሰበ፥ ያደርግምዘንድአሰበ።

13 በማለዳም ተነሥቶ አስተዋይ አደረገ፤ ሄዶም የጦር መሣሪያዎቻቸውን በእጃቸው ይዘው ሠላሳ ኃያላን ሰዎችን ቀጠረ፥ ወደ ግብፅም መቃብር ራስ አወጣቸው፥ በዚያም አኖራቸው።

14፤ ርሱም፦ ንጉሡ፡ እንዲህ፡ ይላል፦ አበርታ፡ ጀግኖች፡ ኹኑ፥ በዚህም፡ ሰው፡ ሁለት፡ መቶ፡ ብር፡ እስኪሰጥ፡ ድረስ፡ ይቀብር፡ ዘንድ፡ አይቀበር። እነዚያም ሰዎች እንደ ሪቅዮን

ትእዛዝ በዚያ ዓመት ሁሉ ለግብፅ ሰዎች አደረጉ።

15 ከስምንት ወርም በኋላ ራክዮንና ሰዎቹ ብዙ የብርና የወርቅ ሀብት ሰበሰቡ፤ ሪያዮንም እጅግ ብዙ ፈረሶችንና ሌሎች እንስሳትን ወሰደ፥ ተጨማሪ ሰዎችንም ቀጠረ፥ ፈረሶችንም ሰጣቸው፥ ከእርሱም ጋር ቀሩ።

16 ዓመትም በሆነ ጊዜ ንጉሡ ወደ ከተማይቱ በወጣ ጊዜ በግብፅ የሚኖሩ ሁሉ ስለ ሪቅዮንና ስለ ሰዎቹ ሥራ ይናገሩለት ዘንድ ተሰበሰቡ።

17 ንጉሡም በተወሰነው ቀን ወጣ ግብፃውያንም ሁሉ በፊቱ ቀርበው።

18 ንጉሥ ለዘላለም ይኑር። ሬሳ እንዳይቀበር ይህን ያህል ብርና ወርቅ እስኪሰጥ ድረስ ለባሪያዎችህ በከተማዋ የምታደርገው ይህ ምንድር ነው? ሙታን በዋጋ ብቻ እንዳይቀበሩ ከቀደሙት ነገሥታት ዘመን ጀምሮ፣ ከአዳምም ዘመን ጀምሮ፣ እስከ ዛሬ ድረስ እንደዚህ ያለ በምድር ሁሉ ተደርጎ ነበርን?

19 ከሕያዋን የዓመት ግብር መቀበል የነገሥታት ሥርዓት እንደ ሆነ እናውቃለን፤ ነገር ግን ይህን ታደርጋለህ ብቻ ሳይሆን ከሙታንም ደግሞ ዕለት ዕለት ቀረጥ ታደርጋለህ።

20 አሁንም፣ ንጉሥ ሆይ፣ ይህን ልንሸከመው አንችልም፣ ምክንያቱም ከተማይቱ ሁሉ ፈርሳለች፣ አንተም አታውቀውምን?

21 ንጉሡም የተናገሩትን ሁሉ በሰማ ጊዜ እጅግ ተቈጣ፥ ስለዚህም ነገር ምንም አያውቅም ነበርና ቍጣው ነደደ።

22 ንጉሡም “ያለ ትእዛዝ ይህን ክፉ ነገር በአገሬ ሊያደርግ የሚደፍር ማንና ወዴት ነው? በእርግጠኝነት ትነግሩኛለህ።

23፤ የሪቃዮንንና የሰዎቹንም፡ ሥራ፡ ኹሉ፡ ነገሩት፥ የንጉሡም ፡ ቍጣ፡ ተነሣ፥ ሪቃዮንንና፡ ሰዎቹንም፡ ወደ ፡ ርሱ፡ ያመጡ፡ ዘንድ፡ አዘዘ።

24 ሪካዮንም አንድ ሺህ የሚያህሉ ልጆችን፣ ወንዶችና ሴቶች ልጆችን ወሰደ፥ ሐርንና ጥልፍንም አለበሳቸው፥ በፈረሶችም ላይ አስቀምጦ በሰዎቹ እጅ ወደ ንጉሡ ሰደዳቸው፤ እንዲሁም ብዙ ብርና ወርቅ ወሰደ። የከበሩ ድንጋዮችና ብርቱና ያማረ ፈረስ ለንጉሥ ስጦታ አድርጎ ወደ ንጉሡ ፊት መጥቶ በፊቱ ወደ ምድር ሰገደ። ንጉሡም ባሪያዎቹም በግብፅም የሚኖሩ ሁሉ በሪቃዮን ሥራ ተደነቁ ሀብቱንና ለንጉሥ ያመጣውን ስጦታ አዩ።

25 ንጉሡም እጅግ ደስ አለው በእርሱም ተደነቀ። ርቃዮንም በፊቱ ተቀምጦ ሳለ ንጉሡ ስለ ሥራው ሁሉ ጠየቀው፤ ሪካዮንም ቃሉን ሁሉ በጥበብ በንጉሡ ፊት በባሪያዎቹና በግብፅ ሰዎች ፊት ተናገረ።

26 ንጉሡም የሪቃዮንን ቃልና ጥበቡን በሰማ ጊዜ ርቃዮን በፊቱ ሞገስን አገኘ፥ ከንጉሥም ባሪያዎች ሁሉና ከግብፅ አገር ሰዎች ሁሉ ጸጋንና ቸርነትን አገኘ፥ በጥበቡና በታላቅነቱም ተገናኘ። ንግግሮችም ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እጅግ ወደዱት።

27 ንጉሡም መልሰ ርቆዮንን። ስሙም ፈርዖን ብሎ ጠራው።

28 ንጉሱና ተገዢዎቹም ሪቃዮንን በጥበቡ ወደዱት፤ በንጉሥም ሥር ይሾሙት ዘንድ በግብፅ ምድር ካሉት ሁሉ ጋር ተማከሩ።

29 በግብፅም የሚኖሩ ሁሉ ጥበበኞችዋም እንዲሁ አደረጉ፥ በግብፅም ሕግ ሆነ።

30 በግብፅ ንጉሥ በኦስዊሪስ ሥር ሪካዮን ፈርዖንን ሹም አደረጉት፤ ሪካዮን ፈርዖንም ግብፅን ይገዛ ነበር፤ ለከተማይቱም ሁሉ ዕለት ዕለት ፍትህን ያደርግ ነበር፤ ነገር ግን ንጉሡ ኦስዊሪስ በዓመት አንድ ቀን በምድር ሕዝብ ላይ ይፈርድ ነበር፤ መልክውን ይስሩ.

31 ሪካዮንም ፈርዖን በተንኰል የግብፅን መንግሥት ተነጠቀ፥ ከግብፅም ነዋሪዎች ሁሉ ግብር ወሰደ።

32 የግብፅም ሰዎች ሁሉ ርቃዮን ፈርዖንን እጅግ ወደዱ፥ በግብፅም ውስጥ በእነርሱና በዘራቸው ላይ የሚነግሥ ንጉሥን ሁሉ ፈርዖንን ይጠሩ ዘንድ አዘዘ።

33 ስለዚህ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በግብፅ ይነግሡ የነበሩት ነገሥታት ሁሉ እስከ ዛሬ ድረስ ፈርዖን ይባላሉ።

ምዕራፍ 15

1፤ በዚያም ዓመት በከነዓን ምድር ጽኑ ራብ ሆነ ፥ የምድሪቱም ሰዎች ከራብ የተነሣ እጅግ ጸንቶ ነበርና መቆየት አልቻሉም።

2 አብራምም ከእርሱም ጋር የነበሩት ሁሉ ከራብ የተነሣ ተነሥተው ወደ ግብፅ ወረዱ፤ በምጽራይምም ወንዝ በደረሱ ጊዜ ከመንገድ ድካም ለማረፍ ጥቂት ጊዜ ተቀመጡ።

3 አብራምና ሦራም በምጽራይም ወንዝ ዳርቻ ይሄዱ ነበር፤ አብራምም ሚስቱን ሦራን እጅግ ውብ መሆኗን አየ።

4፤ አብራምም ሚስቱን ሦራንን፡ — እግዚአብሔር እንደዚህ ያማረ ፊት ስለ ፈጠረሽ ግብፃውያን እንዳይገድሉኝና እንዳይወስዱሽ እፈራለሁ፤ በእነዚህ ስፍራዎች እግዚአብሔርን መፍራት የለምና።

5 እንግዲህ ይህን ታደርጋለህ፡ — መልካም እንዲሆንልኝ፥ በሕይወትም እንድንኖር፥ እንዳንሞትም ለሚለምኑሽ ሁሉ አንቺ እኅቴ ነሽ በዪ።

6 አብራምም በራብ ምክንያት ከእርሱ ጋር ወደ ግብፅ ለመጡት ሁሉ እንዲሁ አዘዘ። የወንድሙን ልጅ ሎጥን ደግሞ፡ — ግብፃውያን ስለ ሦራ ቢጠይቁህ የአብራም እኅት ናት ብዪ፡ ብሎ አዘዘው።

7፤ በዚህም፡ ትእዛዝ፡ ኹሉ፡ አብራም፡ አልተማመናቸውም፤ ነገር፡ ግን፡ ሦራን፡ ወስዶ፡ በሣጥን፡ ውስጥ፡ አላት፥ በዕቃዎቻቸውም፡ ውስጥ ፡ ሰውሯት፡ አብራም፡ በግብፃውያን፡ ክፉ፡ ኀጢአት፡ ስለ፡ ሦራን፡ አስጨንቆ፡ ነበር።

8 አብራምም ከእርሱም ጋር የነበሩት ሁሉ ከምጽራይም ወንዝ ተነሥተው ወደ ግብፅ መጡ። ወደ ከተማይቱም በሮች በጭንቅ ሳይገቡ ዘበኞቹ ተነሥተው። ከያዛችሁት አሥራት ለንጉሡ ስጡ፥ ወደ ከተማይቱም ግቡ ብለው ቆሙአቸው። አብራምም ከእርሱም ጋር የነበሩት እንዲሁ አደረጉ።

9 አብራምም ከእርሱ ጋር ከነበሩት ሰዎች ጋር ወደ ግብፅ መጡ፥ በመጡም ጊዜ ሣራ የተደበቀችበትን ሣጥን አመጡ፥ ግብፃውያንም ሣጥኑን አዩት።

10 የንጉሡም ባሪያዎች ወደ አብራም ቀርበው። እኛ ያላየነው በዚህ ሣጥን ውስጥ ምን አለህ? አሁንም ሣጥኑን ክፈትና በውስጡ ያለውን ሁሉ አሥራት ለንጉሡ ስጥ።

11 አብራምም አለ፡ — ይህን ሣጥን አልከፍትም፥ የምትለምኑትን ሁሉ ግን እሰጥበታለሁ። የፈርዖንም አለቆች ለአብራም፦ የከበረ ዕንቍ ሣጥን ነው፥ አስረኛውን ስጠን ብለው መለሱለት።

12 አብራምም አለ፡ — የምትወደውን ሁሉ እሰጣለሁ፥ አንተ ግን ሣጥን አትክፈት።

13 የንጉሥም አለቆች አብራምን ጫኑት፥ ወደ ሣጥኑም ደርሰው በኃይል ከፈቱ፥ አዩም፥ እነሆም አንዲት ቆንጆ ሴት በደረቱ ውስጥ ነበረች።

14 የንጉሡም አለቆች ሣራን ባዩ ጊዜ በውበቷ አደነቁ፤ የፈርዖንም አለቆችና ባሪያዎች ሁሉ ሣራን ለማየት ተሰበሰቡ፤ እርስዋም ውብ ነበረችና። የንጉሡም አለቆች ሮጠው ያዩትን ሁሉ ለፈርዖን ነገሩት፥ ሣራንም ለንጉሡ አመሰገኑ። ፈርዖንም እንዲያመጧት አዘዘ፥ ሴቲቱም ወደ ንጉሡ ፊት ቀረበች።

15 ፈርዖንም ሣራን አየ፥ እጅግም ደስ አሰኘው፥ በውበቷም ተመታ፥ ንጉሡም ስለ እርስዋ እጅግ ደስ ብሎታል፥ ስለ እርስዋም ወሬ ለመጡለት ስጦታ አቀረበ።

16 ሴቲቱንም ወደ ፈርዖን ቤት ወሰዱት፤ አብራምም በሚስቱ ምክንያት አዘነ፥ ከፈርዖንም እጅ ያድናት ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ።

17 ሣራም በዚያን ጊዜ ጸለየች፡ — አቤቱ አምላክ ጌታዬን አብራምን ከአገሩና ከአባቱ ቤት ወደ ከነዓን ምድር ይሄድ ዘንድ ነግረኸው ነበር፤ አንተም ያደርግልህ ዘንድ መልካም ታደርግለት ዘንድ ቃል ገባህለት። ትዕዛዘች; አሁን እነሆ ያዘዝከንን አድርገናል፣ እናም ምድራችንን እና ቤተሰቦቻችንን ትተን ወደ ሌላ አገር እና ከዚህ በፊት ወደማናውቀው ሕዝብ ሄድን።

18 ወደዚችም ምድር የመጣነው ከራብ ለመራቅ ነው፣ እናም ይህ ክፉ አደጋ ደረሰብኝ። አሁንም አቤቱ አምላክ ሆይ አድነን ከዚህ ጨቋኝ እጅ አድነን ስለ ምሕረትህም መልካም አድርግልኝ።

19 እግዚአብሔርም የሣራን ቃል ሰማ፣ እና እግዚአብሔር ሣራን ከፈርዖን እጅ እንዲያድን መልአክን ላከ።

20 ንጉሡም መጥቶ በሣራ ፊት ተቀመጠ፥ እነሆም የእግዚአብሔር መልአክ በላያቸው ቆሞ ነበር፥ ለሣራም ተገልጦላት፦ እግዚአብሔር ጸሎትሽን ሰምቶአልና አትፍሪ አላት።

21 ንጉሡም ወደ ሣራ ቀርቦ። ወደዚህ ያመጣሽ ያ ሰው ማን ነው? አላት። ወንድሜ ነው አለችው።

22 ንጉሱም አለ፡ — እርሱን ከፍ አድርገን እናስቀምጠው ዘንድ፥ የምታዝዘንንም መልካም ነገር ሁሉ እናደርግለት ዘንድ ይገባናል። በዚያን ጊዜም ንጉሡ ለአብራም ብዙ ብርና ወርቅ የከበረም ዕንቍ ከብቶችም ወንዶች ባሪያዎችና ባሪያዎችም ላከ። ንጉሡም አብራምን እንዲያመጡት አዘዘ፥ በንጉሡም ቤት አደባባይ ተቀመጠ፤ ንጉሡም አብራምን በዚያች ሌሊት እጅግ ከፍ ከፍ አደረገው።

23 ንጉሡም ሣራን ሊያናግረው ቀረበ፥ ሊዳስሳትም እጁን ዘርግቶ ነበር፤ መልአኩም ክፉኛ መታው፥ ደነገጠም ወደ እርስዋም ሊደርስ ከለከለ።

24 ንጉሡም ወደ ሣራ በቀረበ ጊዜ መልአኩ በምድር ላይ መታው፥ ሌሊቱንም ሁሉ እንዲህ አደረገለት፥ ንጉሡም ፈራ።

25፤ መልአኩም፡ በዚያች፡ ሌሊት፡ ስለ፡ ሣራ፡ የንጉሡን፡ ባሪያዎችና፡ ቤተ፡ ሰቡን፡ ኹሉ፡ እጅግ፡ መታ፥ በዚያችም፡ ሌሊት፡ በፈርዖን፡ ቤት፡ ሰዎች፡ ታላቅ፡ ልቅሶ፡ ኾነ።

26 ፈርዖንም በእርሱ ላይ የደረሰውን ክፉ ነገር አይቶ። በእውነት በዚህች ሴት ምክንያት ይህ ነገር ደርሶብኛል፤ ከእርስዋም ጥቂት ራቅ ብሎ ደስ የሚያሰኘውን ቃል ተናገረ።

27 ንጉሡም ሣራንን። ሣራም።

28 ንጉሡም ከሣራ ራቀ የእግዚአብሔርም መልአክ መቅሠፍት ከእርሱና ከቤተ ሰዎቹ ተወ። ፈርዖንም ከሣራ የተነሣ እንደ ተመታ አወቀ ንጉሡም በዚህ እጅግ ተገረመ።

29 በነጋም ጊዜ ንጉሡ አብራምን ጠርቶ። ይህ ያደረግህብኝ ምንድር ነው? እርስዋ እኅቴ ናት ለምን ትላለህ?

30 አሁንም ሚስትህ ይህች ናት፤ ሁላችን በእሷ እንዳንሞት አንሥተህ ከምድራችን ውጣ። ፈርዖንም ለአብራም ይሰጠው ዘንድ ብዙ ከብቶችን፥ ወንዶች ባሪያዎችንና ባሪያዎችን፥ ብርና ወርቅን ወሰደ፥ ሚስቱንም ሣራን ወደ እርሱ መለሰ።

31፤ ንጉሡም፡ ከቁባቶቹ፡ ጋራ፡ የወለደቻትን፡ ሴት፡ ልጅ፡ ወስዶ፡ ባሪያ፡ ትኾን፡ ለሣራ፡ ሰጣት።

32 ንጉሡም ሴት ልጁን፡ — በዚህች ሴት ምክንያት የደረሰብንን ክፉ ነገር አይተን በቤቴ እመቤት ከምትሆን ልጄ በዚህ ሰው ቤት ባሪያ ብትሆን ይሻልሻል፡ አላት።

33 አብራምም ተነሣ፥ እርሱም ከእርሱም ጋር የነበሩት ሁሉ ከግብፅ ሄዱ። ፈርዖንም ከእርሱና ከእርሱ ጋር የሄዱትን ሁሉ ከእርሱ ጋር አብረውት ይሄዱ ዘንድ ከሰዎቹ አዘዘ።

34 አብራምም መሠዊያ ወደ ሠራበት ስፍራ ወደ ከነዓን ምድር ተመለሰ፤ አስቀድሞ ድንኳኑን ተክሎ ነበር።

35፤ የአብራምም፡ ወንድም፡ የካራን፡ ልጅ፡ ሎጥ፡ ብዙ፡ ከብት፡ መንጋና፡ ላሞች፡ ድንኳኖች፡ ነበረው፤ እግዚአብሔር፡ ስለ፡ አብራም፡ ጸጋ አድርጎላቸዋልና።

36 አብራምም በአገሩ በተቀመጠ ጊዜ የሎጥ እረኞች ከአብራም እረኞች ጋር ተጣሉ፤ ንብረታቸውም በምድሪቱ ላይ እንዳይቀር ስለ በዛ፥ ምድሪቱም ስለ ከብቶቻቸው ልትሸከም አልቻለችም።

37 የአብራም እረኞች መንጎቻቸውን ሊጠብቁ በሄዱ ጊዜ ወደ ምድሪቱ ሰዎች እርሻ አይገቡም ነበር፤ ነገር ግን የሎጥ እረኞች ከብቶች በአገሩ ሰዎች እርሻ እንዲሰማሩ ተፈቅዶላቸው ነበርና።

38 የአገሩም ሰዎች ይህን ነገር ዕለት ዕለት ያዩ ነበር፥ ወደ አብራምም መጥተው ስለ ሎጥ እረኞች ከእርሱ ጋር ተጣሉ።
39፤ አብራምም፡ ሎጥን፡ አለው፡- በምድሪቱ፡ ላይ፡ የሚኖሩትን፡ የምያስጠላኝ፡ ታደርገኝ፡ ዘንድ፡ ከብቶችኽን፡ በሰዎች፡ እርሻ፡ ይሰማራ፡ ዘንድ፡ የምትይዘው፡ ይህ፡ ያደረግኽብኝ፡ ምንድር፡ ነው፤ አለው። በዚህ ምድር በከነዓን ልጆች መካከል እንግዳ እንደ ሆንሁ አታውቅምን?ይህንስ ለምን ታደርግብኛለህ?
40፤ አብራምም ስለዚህ ነገር ዕለት ዕለት ከሎጥ ጋር ይከራከር ነበር፤ ሎጥም አብራምን አልሰማውም፥ እንዲሁ አደረገ፥ የአገሩም ሰዎች መጥተው ለአብራም ነገሩት።
41 አብራምም ሎጥን አለው። አሁን በመካከላችን ጠብ እንዳይሆን እለምንሃለሁ፥ ዘመድ ነንና።
42፤ ነገር፡ ግን፡ ከእኔ፡ ተለይ፡ ኺድና፡ ከከብትኽና፡ የአንተ፡ ያለውን፡ ኹሉ፡ ጋራ፡ የምትኖርበትን ቦታ ምረጥ፡ አንተና፡ ቤተሰቦችኽ፡ ከእኔ፡ ራቁ።
43 ከእኔም ዘንድ ለመሄድ አትፍራ፤ ማንም ቢበድልህ እኔን አሳውቀኝ፥ ፍርድህንም ከእርሱ እበቀልለታለሁ፥ ከእኔም ብቻ ራቅ።
44 አብራምም ይህን ቃል ሁሉ ለሎጥ በተናገረ ጊዜ ሎጥ ተነሣ፥ ዓይኑንም ወደ ዮርዳኖስ ሜዳ አነሣ።
45፤ የዚህ፡ ስፍራ፡ ኹሉ፡ በውሃ፡ የተሞላ፡ ለሰውም፡ ለከብቶች፡ ማሰማርያ፡ የሚሰጥ፡ እንደ፡ ኾነ፡ አየ።
46 ሎጥም ከአብራም ዘንድ ወደዚያ ስፍራ ሄደ፥ በዚያም ድንኳኑን ተከለ በሰዶም ተቀመጠ፥ ተለያዩም።
47 አብራምም በኬብሮን ባለው በመምሬ ሜዳ ተቀመጠ፥ በዚያም ድንኳኑን ተከለ አብራም በዚያ ስፍራ ብዙ ዓመት ተቀመጠ።

ምዕራፍ 16

1 በዚያን ጊዜ የኤላም ንጉሥ ኮሎዶጎምር ወደ ጎረቤት ነገሥታት ሁሉ፥ በዚያን ጊዜ በሥልጣኑ ወደ ነበረው ወደ ሰናዖር ንጉሥ ወደ ናምሩድ፥ የጎዪም ንጉሥ ወደ ነበረው ወደ ቲዳል፥ ወደ አልዓሳር ንጉሥ ወደ አርዮክምላክ፥ ከእነርሱም ጋር ቃል ኪዳን ገባ። ወደ እኔ ውጡና እርዳኝ፥ የሰዶምን ከተሞችና ነዋሪዎቿን ሁሉ እንመታቸዋለን፥ በእነዚህ አሥራ ሦስት ዓመታት በእኔ ላይ ዐምፀዋልና።
2 እነዚህም አራቱ ነገሥታት ከሰፈራቸው ሁሉ ጋር ስምንት መቶ ሺህ የሚያህሉ ሰዎች ወጡ፥ እንደ ነበሩም ሄዱ፥ በመንገድም ያገኙትን ሰው ሁሉ መቱ።
3 አምስቱ የሰዶምና የገሞራ ነገሥታት፣ የአድማ ንጉሥ ሰናብ፣ የዘቦይም ንጉሥ ሰሜብር፣ የሰዶም ንጉሥ ቤራ፣ የገሞራ ንጉሥ በርሻ፣ የጾዓር ንጉሥ ቤላ ሊገናኙአቸው ወጡ፤ ሁሉም በሸለቆው ውስጥ ተሰበሰቡ። የሲዲም.
4 እነዚህም ዘጠኙ ነገሥታት በሲዲም ሸለቆ ተዋጉ። የሰዶምና የገሞራም ነገሥታት በኤላም ነገሥታት ፊት ተመቱ።
5 የሲዲም ሸለቆ በኖራ ጉድጓዶች የተሞላ ነበር፤ የኤላምም ነገሥታት የሰዶምን ነገሥታት አሳደዱ፤ የሰዶምም ነገሥታት ከሰፈራቸው ሸሽተው በኖራ ጉድጓድ ውስጥ ወድቀውየቀሩት ሁሉ ለደኅንነት ወደ ተራራው ሄዱ። አምስቱ የኤላም ነገሥታት ተከትለው እስከ ሰዶም በሮች ድረስ አሳደዷቸው፤ በሰዶምያለውንምሁሉ ወሰዱ።
6 የሰዶምንና የገሞራን ከተሞች ሁሉ ዘረፉ፥ ደግሞም የአብራምን የወንድም ልጅ ሎጥን ንብረቱን ወሰዱ፥ የሰዶምን ከተሞችም ዕቃ ሁሉ ወሰዱ፥ ሄዱም። የአብራምም ባሪያ ዩኒክ ይህን አይቶ ነገሥታቱ በሰዶም ከተሞች ያደረጉትን ሁሉ ሎጥንም በምርኮ እንደ ተማረከ ለአብራምነገረው።
7 አብራምም ይህን ሰማ፥ ከእርሱም ጋር አብረውት ከነበሩት ሦስት መቶ አሥራ ስምንት የሚያህሉ ሰዎች ጋር ተነሣ፤ በዚያች ሌሊትም እነዚህን ነገሥታት አሳደደ መታቸውም፥ ሁሉም በአብራምና በሰዎቹ ፊት ወደቁ፥ ማንምም አልቀረም። አራት ነገሥታት ሸሹ፥ እያንዳንዳቸውምበየመንገዱ ሄዱ።
8 አብራምም የሰዶምን ርስት ሁሉ አስመለሰ፥ ሎጥንና ንብረቱን ሚስቶቹንም ሕፃናቶቹንም የእርሱንም ያለውን ሁሉ አስመለሰ፥ ሎጥም ምንምአላጣም።
9 እነዚህንም ነገሥታት ከመምታቱ በተመለሰ ጊዜ እርሱና ሰዎቹ ነገሥታቱ በአንድነት የተዋጉበትን በሲዲምሸለቆ አለፉ።
10፤ የሰዶምም፡ ንጉሥ፡ ቤራ፡ ከርሱም፡ ጋራ፡ የነበሩት፡ ሰዎቹ፡ ከወደቁበት፡ ጉድጓድ፡ አብራምንና፡ ሰዎቹን፡ ሊገናኙ፡ ወጡ።
11፤ የኢየሩሳሌምም ንጉሥ አዶኒጼዴቅ ሴም ነበረ፥ አብራምንና ሕዝቡን እንጀራና የወይን ጠጅ ይዞ ሊገናኘውከሰዎቹ ጋር ወጣ፥ በሜሌክምሸለቆ አብረውተቀመጡ።
12 አዶኒጼዴቅም አብራምን ባረከው፤ አብራምም ከጠላቶቹ ምርኮ ካመጣው ሁሉ አሥረኛውን ሰጠው፤ አዶኒጼዴቅ በእግዚአብሔር ፊት ካህን ነበረና።
13 በዚያም የነበሩት የሰዶምና የገሞራ ነገሥታት ሁሉ ከባሪያዎቻቸውም ጋር ወደ አብራም ቀርበው የማረካቸውን ባሪያዎቻቸውን ይመልስላቸው ዘንድ ንብረቱንም ሁሉ ለራሱ ይወስድ ዘንድ ለመኑት።
14 አብራምም ለሰዶም ነገሥታት እንዲህ ሲል መለሰ፡ — ሰማይንና ምድርን የፈጠረ ነፍሴንም ከመከራ ሁሉ ያዳነኝ ዘሬንም ከጠላቶቼ ያዳነኝ በእጄም አሳልፎ የሰጠኝ ሕያው እግዚአብሔርን! አብራም ባዳነበት ንብረታችን ባለ ጠጋ ሆነ ብለህ ነገ እንዳትመካ ያለህን ሁሉ ውሰድ።
15 በእርሱ የማምነው አምላኬ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛልና፡ — ምንም አይጐድልህም፤ በእጅህ ሥራ ሁሉ እባርክሃለሁና።
፲፮ እና አሁን እንግዲህ እነሆ፣ የአንተ የሆነ ሁሉ እነሆ፣ ውሰደውና ሂድ፤ ሕያው እግዚአብሔርን ፥ አሽኮል፥ መምሬ፥ እነርሱና ሰዎቻቸው፥ እንዲሁም ዕቃውን ለመጠበቅ የቀሩትን ምርኮውን ይወስዳሉ።

17 የሰዶምም ነገሥታት ለአብራም እንደ ተናገረው ሁሉ ሰጡት፤ ከመረጠውም ይወስድ ዘንድ ግድ አሉት፤ እርሱ ግን አልወደደም።

18 የሰዶምን ነገሥታትና የቀሩትን ሰዎቻቸውን አሰናበተ፥ ስለ ሎጥም አዘዛቸው፥ ወደ ስፍራቸውም ሄዱ።

19 የወንድሙንም ልጅ ሎጥን ከንብረቱ ጋር ሰደደ ከእነርሱም ጋር ሄደ ሎጥም ወደ ቤቱ ወደ ሰዶም ተመለሰ አብራምም ሕዝቡም ወደ መኖሪያቸው ወደ መምሬ ሜዳ ተመለሱ እርሱም በዚያ አለ ኬብሮን

20 በዚያን ጊዜም እግዚአብሔር ለአብራም እንደ ገና በኬብሮን ተገለጠለት፥ እንዲህም አለው፡ —አትፍራ፥ ዋጋህ በፊቴ እጅግ ታላቅ ነው፥ እስካበዛህ ድረስ፥ እስክባርክህና እስካደርግልህ ድረስ አልተውህምና አትፍራ። ዘርህ የማይሰፈርና የማይቈጠር እንደ ሰማይ ከዋክብት ነው።

21 እነዚህንም በዓይኖችህ የምታያቸውን ምድር ሁሉ ለዘርህ እሰጣቸዋለሁ ለዘላለም ርስት አድርጌ እሰጣቸዋለሁ፤ ብቻ በርታ አትፍራ በፊቴም ሂድ ፍጹምም ሁን ።

22 አብራምም በኖረ በሰባ ስምንተኛው ዓመት የፋሌቅ ልጅ ራግ ሞተ፥ የራግውም ዕድሜ ሁሉ ሁለት መቶ ሠላሳ ዘጠኝ ዓመት ሆነ ሞተም።

23 የአብራም ሚስት የካራን ልጅ ሦራ በዚያ ወራት መካን ነበረች፤ ለአብራም ወንድ ልጅ ወይም ሴት ልጅ አልወለደችም።

24 ልጅም እንዳልወለደች ባየች ጊዜ ፈርዖን የሰጣትን ባሪያዋን አጋርን ወሰደች፥ ለባልዋም ለአብራም ሚስት ትሆነው ዘንድ ሰጠችው።

25 አጋር ሦራን እንዳስተማረች የሦራንን መንገድ ሁሉ ተምራለችና፥ መልካም መንገዷን ከመከተል በምንም መንገድ አልጐደፈችም።

26 ሦራም አብራምን አለችው።

27 አብራምም በከነዓን ምድር ከተቀመጠ ከአሥር ዓመት በኋላ ሦራ አጋርን ሰጠችው።

28 አብራምም የሚስቱን የሦራን ቃል ሰማ፥ ባሪያይቱንም አጋርን ወሰደ አብራምም ወደ እርስዋ መጣ፥ ፀነሰችም።

29 አጋርም እንደ ወለደች ባየች ጊዜ እጅግ ደስ አለች፥ እመቤቷም በዓይኖቿ የተናቀች ነበረች፥ በልቧም፡- እኔ እመቤቴ በኖረችበት ዘመን ሁሉ እኔ በእግዚአብሔር ፊት ከእመቤቴ ከሦራ እሻላለሁ ብላ ተናገረች። ከጌታዬ ጋር ነበረች፥ አልጸነሰችምም፤ እኔ ግን እግዚአብሔር ከእርሱ ለመፀነስ በአጭር ጊዜ ውስጥ አደረገ ።

30 ሦራም አጋር ከአብራም እንደ ወለደች ባየች ጊዜ ሦራ በባሪያዋ ቀናች፤ ሦራም በልቧ።

31 ሦራም አብራምን አለችው፡ — ኃጢአቴ በአንተ ላይ ይሁን፤ በእግዚአብሔር ፊት ስለ ልጆች በጸለይህበት ጊዜ እግዚአብሔር ከአንተ ዘር እንዲሰጠኝ ስለ እኔ ለምን አልጸለይህም?

32 በፊትህም አጋርን ባናገርኋት ጊዜ ፀንሳለችና ቃሌን ናቀች፥ አንዳችም አትነግራትም። እግዚአብሔር በእኔና በአንተ መካከል ይፍረድብኝ ።

33 አብራምም ሦራንን። ሦራም አስጨነቀቻት፥ አጋርም ከእርስዋ ዘንድ ወደ ምድረ በዳ ሸሸች ።

34፤ የእግዚአብሔርም፡ መልአክ፡ በሸሸችበት ፡ ስፍራ፡ በጕድጓድ፡ አገኛት፤ ርሱም፡- አትፍሪ፥ ዘርሽን አበዛለሁና፥ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፥ ስሙንም ትዪዋለሽ፡ አላት። እስማኤል; አሁንም ወደ እመቤትሽ ወደ ሦራ ተመለስ፥ ከእጅዋም በታች ተገዛ ።

35 አጋርም የዚያን ጕድጓድ ስፍራ በቃዴስና በባሬድ ምድረ በዳ መካከል ያለ ቤርላሃይሮኢ ብላ ጠራችው።

36 በዚያን ጊዜ አጋር ወደ ጌታዋ ቤት ተመለሰች፥ በዘመኑም መጨረሻ አጋር ለአብራም ወንድ ልጅ ወለደችለት፤ አብራምም ስሙን እስማኤል ብሎ ጠራው። አብራምም በወለደው ጊዜ የሰማንያ ስድስት ዓመት ሰው ነበረ ።

ምዕራፍ 17

1 በዚያም ወራት አብራም በኖረ በዘጠና አንደኛው ዓመት የኪቲም ልጆች ከቶቤል ልጆች ጋር ተዋጉ፤ እግዚአብሔርም የሰውን ልጆችና የምድሪቱን ልጆች በምድር ላይ በበተናቸው ጊዜ የኪቲም ልጆች ከቶቤል ልጆች ጋር ተዋጉ። ኪቲም ሄደው በካኖፒያ ሜዳ ቆሙ፥ በዚያም ከተሞችን ሠሩ፥ በጥብሩም ወንዝ አጠገብ ተቀመጡ።

2 የቱባልም ልጆች በቱስካና ተቀመጡ፥ ድንበራቸውም ወደ ቲብሬው ወንዝ ደረሰ፥ የቱባልም ልጆች በቱስካናን ከተማን ሠሩ፥ በአባታቸውም በቱባል ልጅ ሳቢና ስም ሳቢና ብለው ጠሩአቸው፥ ተቀመጡም። እስከ ዛሬ ድረስ አለ ።

3 በዚያን ጊዜም የኪቲም ልጆች ከቱባል ልጆች ጋር ተዋጉ፥ የቱባልም ልጆች በኪቲም ልጆች ፊት ተመቱ፥ የኪቲምም ልጆች ከቶቤል ልጆች ሦስት መቶ ሰባ ሰዎች አስጠፉ። .

4፤ በዚያም፡ ጊዜ፡ የቶቤል፡ ልጆች፡ በመካከላችን፡ አትጋቡ፥ ማንም፡ ሴቱን፡ ለኪቲም፡ ልጆች፡ ለአንዱ፡ አይስጥ፡ ብሎ፡ ለኪቲም፡ ልጆች ፡ ማሉ።

5 በዚያን ጊዜ የቶቤል ሴቶች ልጆች ሁሉ የተዋቡ ነበሩ፤ እንደ ቱባል ሴቶች ልጆች ያጌጡ ሴቶች በምድር ሁሉ ላይ አልተገኙምና ።

6 በሴቶችም ውበት የተደሰቱ ሁሉ ወደ ቱባል ሴቶች ልጆች ሄዱ ከእነርሱም ሚስቶች አገቡ፥ በሴቶችም ውበት እጅግ የተደሰቱ የሰው ልጆች ነገሥታትና መኳንንት በዚያን ጊዜ ከሴቶች ልጆች ሚስት አገቡ። ቱባል

7፤ ከሦስት፡ ዓመትም፡ በኋላ፡ የቶቤል፡ ልጆች ፡ ሴቶቻቸውን፡ ለሚስቶቻቸው፡ እንዳይሰጡአቸው፡ ለኪቲም፡ ልጆች፡ እንደ፡ ማለላቸው፡ ሦስት፡ ዓመት፡ በኋላ፡ ኻያ፡ ያህሉ፡ ሰዎች፡ ከቱባል፡ ሴቶች፡ ልጆች፡ ሊወስዱ፡ ኼዱ፡ ግን፡ አገኙ። ምንም.

8 የቶቤል ልጆች ከእነርሱ ጋር እንዳይጋቡ መሐላቸውን ጠብቀዋልና፥ መሐላቸውንም አላፈርሱም።

9፤ በመከርም ወራት የቱባል ልጆች መከሩን ይሰበስቡ ዘንድ ወደ እርሻቸው

ሄዱ፤ የኪቲምም ጉልማሶች ተሰብስበው ወደ ሳቢና ከተማ ሄዱ፤ እያንዳንዱም ሰው ከቶቤል ሴቶች ልጆች አንዲት ብላቴና አገባ። ወደ ከተሞቻቸው መጡ።

10 የቱባልም ልጆች ነገሩን በሰሙ ጊዜ ሊዋጉአቸው ሄዱ፥ ሊያሸንፏቸውም አልቻሉም፥ ተራራው ከእነርሱ እጅግ ከፍ ያለ ነበረና፥ ሊያሸንፏቸውም እንዳልቻላቸው ባዩ ጊዜ ወደ ምድራቸው ተመለሱ። .

11 በዓመቱም አብዮት የቱባል ልጆች ሄደው በአቅራቢያቸው ካሉት ከተሞች አሥር ሺህ የሚያህሉ ሰዎች ቀጠሩ፥ የኪቲምንም ልጆች ሊዋጉ ወጡ።

12 የቱባልም ልጆች ምድራቸውን ያፈርሱ ዘንድ ያስጨንቋቸውም ዘንድ የኪጢምን ልጆች ሊዋጉ ወጡ፤ በዚህ ቃል ኪዳን የቶቤል ልጆች በኪቲምና በኪቲም ልጆች ላይ ድል ነሡአቸው፥ እጅግም ነበሩና ተጨነቁ፥ ከቶቤልም ሴቶች ልጆች የነበሯቸውን ልጆች በቱባል ልጆች ፊት ይሆኑ ዘንድ በተሠራው ቅጥር ላይ አነሡ።

13 የኪቲምም ልጆች፡ — ከወንዶችና ከሴቶች ልጆቻችሁ ጋር ልትዋጉ መጥታችኋልን?

14 የቶቤልም ልጆች ይህን በሰሙ ጊዜ የኪቲምን ልጆች መዋጋት ተዉ፥ ሄዱም።

15 ወደ ከተሞቻቸውም ተመለሱ፥ የኪቲምም ልጆች በዚያን ጊዜ ተሰብስበው በባሕር አጠገብ ሁለት ከተሞችን ሠሩ አንዱንም ፑርቱ ሁለተኛይቱንም አሪዛ ብለው ጠሩት።

16፤ የታራም፡ ልጅ፡ አብራም፡ የዚያን፡ ጊዜ፡ የዘጠና፡ ዘጠኝ፡ ዓመት፡ ነበረ።

17 በዚያን ጊዜ እግዚአብሔር ተገለጠለት፥ እንዲህም አለው፡ — ቃል ኪዳኔን በእኔና በአንተ መካከል አደርጋለሁ፥ ዘርህንም እጅግ አበዛለሁ፥ በእኔና በአንተ መካከልም የምገባው ቃል ኪዳን ይህ ነው፤ ወንድ ልጅ ሁሉ አንተ ከአንተም በኋላ ዘርህ ተገረዙ።

18 በስምንት ቀንም ይገረዝ ይህ ቃል ኪዳን በሥጋችሁ የዘላለም ኪዳን ይሆናል።

19 አሁንም ስምህ አብርሃም በቀር አብራም አይባልም ሚስትህም ሣራ በቀር ሣራ አትባልም።

20 ሁለቱን እባርካችኋለሁና፥ ታላቅ ሕዝብም ትሆኑ ዘንድ ዘርህን ከአንተ በኋላ አበዛለሁ፥ ነገሥታትም ከአንተ ዘንድ ይወጣሉ።

ምዕራፍ 18

1 አብርሃምም ተነሥቶ እግዚአብሔር ያዘዘውን ሁሉ አደረገ፤ የቤቱንም ሰዎች በገንዘቡም የተገዙትን ወሰደ፥ እግዚአብሔርም እንዳዘዘው ገረዛቸው።

2፤ ያልገረዘውም አንድ ስንኳ አልቀረም፤ አብርሃምና ልጁ እስማኤልም የቍልበታቸውን ሥጋ ተገረዙ። እስማኤል የቍልፈቱን ሥጋ በተገረዘ ጊዜ የአሥራ ሦስት ዓመት ጉልማሳ ነበረ።

3 በሦስተኛውም ቀን አብርሃም ከድንኳኑ ወጣ፥ በሥጋውም ሥቃይ በፀሐይ ሙቀት ሊደሰት በደጁ ተቀመጠ።

4፤ እግዚአብሔርም፡ በመምሬ፡ አድባር፡ ተገለጠለት፥ ሦስቱንም፡ አገልጋዮቹን፡ መላእክቱ፡ እንዲጎበኙት፡ ላከ፥ በድንኳኑም፡ ደጃፍ፡ ተቀመጠ፥ ዐይኑንም አንሥቶ፡ አየ፥ እንሆም፥ ሦስት ሰዎች፡ ከእርሱ፡ መጡ። ርቆም ተነሥቶ ሊቀበላቸው ሮጠ፥ ሰግዶላቸውም ወደ ቤቱ አስገባቸው።

5 እርሱም። በፊታችሁ ሞገስን አግኝቼ እንደ ሆነ፥ ገብታችሁ አንድ ቁራሽ እንጀራ ብሉ። ጨመቃቸውም፥ ተመልሰውም ገብተው ውኃ ሰጣቸው፥ እግራቸውንም ታጠቡ፥ በድንኳኑም ደጃፍ ካለ ዛፍ በታች አኖራቸው።

6 አብርሃምም ሮጦ የደረቀ ጥጃም ጥሩ ጥጃ ወሰደ ሊገድለውም ቸኰሎ እንዲያዘጋጅለት ለባሪያው ለአልዓዛር ሰጠው።

7 አብርሃምም ወደ ድንኳኑ ወደ ሣራ ገባ፥ እንዲህም አላት፡ — ሦስት መስፈሪያ ጥሩ ዱቄት ፈጥነሽ አሽጂ፥ ቀቅለውም፥ ሥጋውንም የያዘውን ማሰሮ ለመሸፈን እንጎቻ አድርጊ፥ እንዲሁ አደረገች።

8 አብርሃምም ፈጥኖ ቅቤንና ወተትን ሥጋንና የበግ ሥጋን በፊታቸው አቀረበ፥ የሚበሉትም የጥጃው ሥጋ ሳይበቃ በፊታቸው ሰጣቸው፥ በሉም።

9 ከእነርሱም አንዲቱን በልተው ከጨረሱ በኋላ፡ — እንደ ሕይወት ዘመን ወደ አንተ እመለሳለሁ ሚስትህ ሣራም ወንድ ልጅ ታገኛለች፡ አለው።

10 ሰዎቹም ከዚያ በኋላ ተነሥተው ወደ ተላኩበት ስፍራ ሄዱ።

11 በዚያም ወራት የሰዶምና የገሞራ ሕዝብ የአምስቱም ከተማ ሰዎች ሁሉ እጅግ ክፉዎች በእግዚአብሔርም ላይ ኃጢአተኞች ነበሩ፥ እግዚአብሔርንም በሚያስጸይፍ ነገር አስቈጡት፥ በእግዚአብሔርም ፊት በሚያስጸይፍና በንቀት እርጅና በረታባቸው። በዚያን ጊዜ ክፋትና በደል በእግዚአብሔር ፊት ታላቅ ነበር።

12 በምድራቸውም ውስጥ እጅግ ሰፊ የሆነ ሸለቆ ነበራቸው፥ የአንድ ቀንም ግማሽ ያህል የእግር መንገድ ያህል፥ በእርሱም ውስጥ የውኃ ምንጮችና ብዙ እፅዋት በውኃው ዙሪያ ነበሩ።

13 የሰዶምና የገሞራ ሰዎች ሁሉ ከሚስቶቻቸውና ከልጆቻቸው ጋር በዓመት አራት ጊዜ ወደዚያ ይሄዱ ነበር፤ በዚያም በከበሮና በዘፈን ደስ ይላቸው ነበር።

14፤ በደስታም ጊዜ፡ ኹሉ ተነሥተው፡ የባልንጀራቸውን፡ ሚስቶች፡ አንዳንዶቹ፡ ደናግል፡ የባልንጀሮቻቸውን፡ ሴቶች፡ ይያዙ፡ ተደሰቱም፡ እያንዳንዱም ሚስቱንና ሴት ልጁን በባልንጀራው እጅ አይቶ፡ አደረጉ። አንድ ቃል አትናገር.

15 ከጥዋት እስከ ማታ ድረስ እንዲሁ አደረጉ፤ ከዚያም በኋላ እያንዳንዱ ሰው ወደ ቤቱ፣ እያንዳንዷም ሴት ወደ ድንኳኗ ተመለሱ። ስለዚህ ሁልጊዜ በዓመት አራት ጊዜ ያደርጉ ነበር.

16 ደግሞም አንድ እንግዳ ወደ ከተሞቻቸው ገብቶ በዚያ ይወስዳቸው ዘንድ የገዛውን ዕቃ ባመጣ ጊዜ የነዚህ ከተሞች ሰዎች ወንዶች፣ ሴቶችና ሕጻናት፣ ታናናሾችና ሽማግሌዎች ተሰብስበው ወደ ሰውዬው ሄደው የገዛ ቤቱን

ይወስዱ ነበር። የባለቤቱን ዕቃ ወደ መሬቱ ያመጣውን ዕቃ ሁሉ እስኪያበቃ ድረስ ለእያንዳንዱ ሰው ጥቂት በመስጠት በኃይል ዕቃ።

17፤ የዕቃው ባለቤት፡ — ይህ ያደረጋችሁብኝ ሥራ ምንድር ነው፡ ብሎ ቢከራከርላቸው፥ አንድ በአንድ ወደ እርሱ ይቀርቡ ነበር፥ እያንዳንዱም የወሰዳትን ትንሽዬ ያሳዩትና ይሳለቁበት ነበር። የሰጠኸኝን ትንሽ ብቻ ነው የወሰድኩት። ይህንም ከሁላቸው በሰማ ጊዜ ተነሥቶ በኀዘንና በነፍስ ምሬት ከእነርሱ ይሄድ ነበር፤ ሁሉም ተነሥተው በተከተሉት ጊዜ በታላቅ ጫጫታና ግርግር ከከተማው አወጡት።

18 ከኤላም አገር የሆነ አንድ ሰው በመንገድ ላይ በእርጋታ ይሄድ ነበር፥ በአህያውም ላይ ተቀምጦ ነበር፥ እርሱም የተለያየ ቀለም ያለው ጥሩ ካባ የተሸከመ፥ መጎናጸፊያውም በአህያው ላይ በገመድ የታሰረ ነበር።

19 ሰውዮውም በሰዶም መንገድ ይሄድ ነበር፥ ፀሐይም በመሸ ጊዜ ይሻገር ነበር፥ በሌሊትም ያድር ዘንድ በዚያ ተቀመጠ፥ ወደ ቤቱም ማንም አልፈቀደውም። በዚያን ጊዜም በሰዶም ክፉ ያደርግ ዘንድ ብልሃተኛ የሆነ ክፉና ተንኮለኛ ሰው ነበረ ስሙም ሔዳድ ነበረ።

20 ዓይኑንም አንሥቶ መንገደኛውን በከተማይቱ አደባባይ አየው፥ ወደ እርሱም ቀርቦ።

21፤ ሰውዮውም፡ ከኬብሮን፡ ወደ ኤላም፡ የምሄድበት፡ እኼዳለኹ፥ ፀሓይም፡ ጠልቅ፡ ሳልፍ፡ አንድ፡ ሰው፡ ወደ፡ ቤቱ፡ እንገባ፡ ዘንድ፡ እንጀራና፡ ውሃ፥ ገለባና፡ ገቢያ፡ እንዳለኹ፡ አለው፡ አለው። አህያ, እና ምንም አጭር ነኝ.

22፤ ሄዳድም፡ መልሶ ፡- የምትፈልገው፡ ኹሉ፡ ይሰጠኛል፥ በአደባባይ፡ ግን፡ ሌሊቱን፡ ኹሉ፡ አትድርም።

23 ሔዳድም ወደ ቤቱ አመጣው፥ መጐናጸፊያውንም ከአህያው በገመድ አውልቆ ወደ ቤቱ አመጣቸው፤ ለአህያውም ገለባና ገብስ ሰጠ፥ መንገደኛውም በሔዳድ ቤት ሲበላና ሲጠጣ ተቀመጠ፥ ተቀመጠም። በዚያ ሌሊት.

24፤ በማለዳም፡ መንገደኛው፡ በጉዞው፡ ይኼድ፡ ዘንድ፡ ማለዳ፡ ተነሣ፥ ሄዳድም፡ እንዲህ፡ አለው። ከእርሱም ጋር ቀረ፥ በቀንም ሁለቱም አብረው ይበሉና ይጠጡ ነበር፤ ሰውዬው ሊሄድ በተነሣ ጊዜ።

25 ሔዳድም፡- እነሆ፥ ቀኑ እየጠፋ ነው፥ ልብህም ይጽናና ዘንድ ሌሊቱን ሁሉ ብትቆይ ይሻልህ ነበር፤ በዚያም አደረ፥ በሁለተኛውም ቀን ተነሥቶ ይሄድ ዘንድ በማለዳ ተነሣ፥ ሔዳድም በቍራሽ እንጀራ ልብህን አጽናና ከዚያም ሂድ ብሎ ገፋው፥ ተቀመጠም ከእርሱም ጋር በላ። እርሱ ደግሞ በሁለተኛው ቀን ሰውዬው መንገዱን ሊቀጥል ተነሣ።

26 ሔዳድም፡ — እነሆ ቀኑ እየቀረበ ነው፥ ልብህን ታጽናና ዘንድ ከእኔ ጋር ተቀመጥ በማለዳም ተነሥተህ ሂድ፡ አለው።

27 ሰውዮውም ሊቀመጥ አልወደደም፥ ተነሣም፥ አህያውንም ከጫነ በኋላ፥ አህያውን በጫነ ጊዜ የሄዳድ ሚስት ለባልዋ አለችው። አሁንስ ምንም ሳይሰጥ ከእኛ ዘንድ ይሄዳልን? ሔዳድም ዝምበዪ አላት።

28፤ ሰውዮውም፡ ይሄድ፡ ዘንድ፡ አህያውን፡ ጫነ፥ በአህያውም፡ ላይ፡ የሚታሰረው፡ ገመዱንና፡ መጎናጸፊያውን፡ እንዲሰጠው፡ ኼዳድን፡ ለመነው።

29 ሄዳድም። ምን ትላለህ? ጌታዬ አንተ ትጠብቅበት ዘንድ ከአንተ ጋር በቤትህ ውስጥ የሸሸግኸውን ገመዱንና መጎናጸፊያውን ስጠኝ አለው።

30 ሔዳድም ለሰውዬው መልሶ፡ — ያየኸው የሕልምህ ፍቺ ይህ ነው፥ ሕይወትህ እንደ ገመድ ይረዝማል ማለት ነው፥ መጎናጸፊያውም ባለ ዐይነት ቀለም አይተሃል ማለት ነው። ከፍሬም ሁሉ ዛፎችን የምትተክልበት የወይን ቦታ ታገኛለህ።

31 መንገደኛውም መልሶ፡ — ጌታዬ እንደዚያ አይደለም፥ ገመዱንና ደግሞ የተለያየ ቀለም ያለው መጎናጸፊያ በሰጠሁህ ጊዜ ነቅቼ ነበርና፥ በአህያይቱ ዘንድ አስቀምጥልኝ። የሕልምህን ፍቺ በእውነት ነግሬሃለሁ እርሱም መልካም ሕልም ነው ፍቺውም ይህ ነው ብሎ መለሰ።

32፤ የሰውም፡ ልጆች፡ ሕልሞችን እንድፈታ፡ አራት፡ ብር፡ ስጡኝ፥ ከአንተም፡ ብቻ፡ ሦስት፡ ብር፡ እሻለሁ።

33፤ ሰውዮውም፡ በሄዳድ፡ ቃል፡ ተቈጣ፥ መራራም፡ ጮኸ፡ ኼዳድን፡ ወደ፡ ሰዶም፡ ፈራጅ፡ ወደ፡ ሴራክ፡ አመጣው።

34፤ ሄዳድም፡ እንዲህ፡ አይደለም፥ ነገር፡ ግን፡ እንዲህ፡ ይኾናል፡ ብሎ፡ በመለሰ፡ ጊዜ፡ ሰውዮው፡ ለመዳኙ፡ ሴራክ፡ አቤቱን፡ አቀረበ። ዳኛውም መንገደኛውን።

35፤ ሰውዮውም ከመስፍንቱ ቃል የተነሣ ጮኸ፡ — ጌታዬ እንዲህ አይደለም፤ በአህያ ላይ ያለውን ገመድና መጐናጸፊያ በቤቱ አስቀምጥ ዘንድ በሰጠሁት ቀን ነበርና፡ አለ። ; ሁለቱም በዳኛው ፊት ተከራከሩ፤ አንዱ። ነገሩ እንደዚህ ነበረ ሁለተኛውም ሌላ ተናገረ።

36 ሔዳድም ሰውየውን። ምንም አይነት አበል አላደርግም; በቤቴም የበላኸውን አራት መብል ዋጋ ስጠኝ አለው።

37 ሰውዮውም ሔዳድን፡ — በቤትህ የበላሁትን በእውነት እከፍልሃለሁ፤ በቤትህ ውስጥ የደበቅከውን ገመድና መጎናጸፊያ ብቻ ስጠኝ፡ አለው።

38፤ ሄዳድም፡ በፈራጁ፡ ፊት፡ መልሶ፡ ሰውየውን፡ እንዲህ፡ አለው። ገመዱ ዕድሜህ እንደ ገመድና መጎናጸፊያው ይረዝማል ማለት ነው፣ ይህም የፍራፍሬ ዛፎችን ሁሉ የምትተክልበት የወይን ቦታ ይኖርሃል ማለት ነው።

39፤ የሕልምኽ፡ ፍቺ፡ ይህ፡ ነው፡ አኹንም፡ ለካሳ፡ የምሻውን፡ አራት፡ ብር፡ ስጠኝ፥ ለአንተም፡ አላደርግምና።

40፤ ሰውዮውም፡ በሄዳድ፡ ቃል፡ ጮኸ፥ ሁለቱም፡ በዳኛው፡ ፊት፡ ተጣሉ፤ ዳኛውም፡ ባሪያዎቹን፡ አዘዘ፥ ከቤትም፡ አስቸኳቸው።

41፤ የሰዶምም፡ ሰዎች፡ ሰምተው፡ በሰሙ፡ ጊዜ፡ ከመሳፍንቱ
ዘንድ፡ ጥል፡ ኼዱ፥ ከክብባቸውም

ሰበሰቡ፥ በመጻተኛውም ላይ ጮኹ፥ ፈጥነውም ከከተማይቱ፡ አባረሩት።

42፤ ሰውዬውም፡ በነፍሱ፡ መራር፡ ያለቀሰ፡ በአህያው፡ ላይ፡ ጉዞውን፡ ቀጠለ።

43 ሲሄድም ብልሹ በሆነችው በሰዶም ከተማ ስለሆነ እርሱ አለቀሰ።

ምዕራፍ 19

1 ለሰዶምም ከተሞች በአራቱም ከተሞች አራት መሳፍንት ነበሯቸው፤ ስማቸውም ይህ ነው፤ በሰዶም ከተማ ሻርካድ፣ በገሞራም ሻርካድ፣ ዛብናክ በአድማ፣ በጽቦዪምም ሜኖን።

2 የአብርሃምም አገልጋይ ኤሊዔዘር ልዩ ልዩ ስም አወጣላቸው፤ ሴራክን ወደ ሻክራ፣ ሻርካድን ወደ ሻክሩራ፣ ዜብናክን ወደ ቀሶቢም፣ ሜኖንን ወደ ማትሎዲን ለወጠ።

3 የሰዶምና የገሞራ ሰዎች በአራቱም መሣፍንት በከተሞች አውራ ጎዳናዎች ላይ አልጋ ተሠርተውላቸው ነበር፤ ወደ እነዚህም ስፍራዎች አንድ ሰው ቢመጣ ያዙት ከአልጋቸውም ወደ አንዱ ወሰዱት፥ አስገድደውም አነጠፉት። በእነርሱ ውስጥ እንዲተኛ.

4 በተኛም ጊዜ ሦስት ሰዎች በራሱ ላይ ሦስትም በእግሮቹ ቆመው በአልጋው ርዝመት ይለካሉ፤ ሰውዬውም ከአልጋው ያነሰ ቢሆን እነዚህ ስድስት ሰዎች በእያንዳንዱ ጫፍ ይዘረጋሉ ነበር፤ ወደ እነርሱ በጮኽ ጊዜ አልመለሱለትም።

5 ከአልጋውም በላይ ቢረዝም ሰውዬው የሞት ደጃፍ እስኪደርስ ድረስ የአልጋውን ሁለቱን ወገኖች በእያንዳንዱ ጫፍ ይሳሉ።

6 እርሱም ወደ እነርሱ ቢጮኽ፡ — ወደ ምድራችን በሚመጣ ሰው ላይ እንዲሁ ይደረግበታል፡ ብለው ይመልሱለት ነበር።

7 የሰዶምም ከተሞች ሰዎች ያደረጉትን ይህን ሁሉ በሰሙ ጊዜ ወደዚያ ከመምጣት ተቆጠቡ።

8 አንድም ድሀ ሰው ወደ አገራቸው በመጣ ጊዜ ብርና ወርቅ ሰጡት፥ ቍራሽም እንጀራ እንዳይሰጡት በከተማው ሁሉ አዋጅ ነገሩት፤ መጻተኛውም ጥቂት ቀን ተቀምጦ ከሞት የተነሣ ቢሞት። ርቦ ቍራሽ እንጀራ ማግኘት ስላልቻለ፥ ሲሞት የከተማይቱ ሰዎች ሁሉ መጥተው የሰጡትን ብርና ወርቅ ይወስዱ ነበር።

፱ እናም የሰጡትን ብር ወይም ወርቅ የሚያውቁት መልሰው ወሰዱት፣ እናም ሲሞት ደግሞ ልብሱን ገፈፉት፣ እናም በዙሪያቸው ይዋጉ ነበር፣ እናም በባልንጀራው ላይ ድል የነሳው ወሰዳቸው።

10 ከዚያም ተሸክመው በምድረ በዳ ካሉት ቁጥቋጦዎች በታች ቀበሩት። ወደ እነርሱ በመምጣት በምድራቸው በሚሞተው ሁሉ ላይ ቀኑን ሁሉ አደረጉ።

11 ከተወሰነ ጊዜም በኋላ ሣራ ሎጥን ለማየትና ደኅንነቱን ይጠይቅ ዘንድ ወደ ሰዶም ወደ ሰዶም ላከች።

12፤ አልዓዛርም፡ ወደ፡ ሰዶም፡ ኼደ፥ የሰዶም፡ ሰው፡ ከእንግዳ፡ ጋራ፡ ሲጣላ፡ አገኘው፤ የሰዶምም፡ ሰው፡ ልብሱን፡ ኹሉ፡ አውልቆ፡ ኼደ።

13፤ ይህም፡ ድኻ፡ ሰው፡ ወደ፡ አልዓዛር፡ ጮኸ፡ የሰዶም፡ ሰው፡ ያደረገው፡ ስለ፡ ያደረገው፡ ነገር፡ ጸጋውን፡ ለመነ።

14 እርሱም።

15፤ የሰዶምም፡ ሰው፡ ለኤልዓዛር፡ መልሶ፡ እንዲህ፡ ብሎ፡ መለሰ።

16፤ አልዓዛርም፡ ከሰዶም፡ ሰው፡ ስለ፡ ድሃው፡ ሰው፡ ጋራ፡ ታገለ፤ አልዓዛርም፡ የድኻውን፡ ልብስ፡ ከሰዶም፡ ሰው፡ ይወስድ፡ ዘንድ፡ በቀረበ፡ ጊዜ፡ ፈጥኖ፡ በድንጋይ፡ ግንባሩን፡ መታው።

17 ደሙም ከአልዓዛር ግንባር ላይ ፈሶ ፈሰሰ፤ ሰውየውም ደሙን ባየ ጊዜ አልዓዛርን ያዘው፥ እንዲህም አለው፡ — ልማዱና ሥርዓቱ እንደዚህ ነውና ይህን በግንባርህ ያለውን ክፉ ደም ስላጠፋህ ዋጋዬን ስጠኝ። በአገራችን ህግ.

18 አልዓዛርም። አልዓዛርም የሰዶምን ሰው ቃል አልሰማም።

19 ሰውዮውም አልዓዛርን ይዞ ለፍርድ ወደ ሰዶም ፈራጅ ወደ ሻክራ አመጣው።

20፤ ሰውዮውም፡ ፈራጁን፡ እንዲህ፡ አለው፡ አቤቱ፡ ጌታዬ፡ እንዲህ፡ አድርገዋል፡ ደሙ፡ ግንባሩ ላይ፡ በፈሰሰ፡ ድንጋይ፡ መታሁት፡ ደመወዝ፡ ሊሰጠኝ፡ አልወደደም።

21 ዳኛውም አልዓዛርን። አልዓዛርም የመሳፍንቱን ቃል ሰማ፥ ድንጋዩንም አንሥቶ ዳኛውን መታው፥ ድንጋዩም ግንባሩን መታው፥ ደሙም ከዳኛው ግንባር ላይ ፈሰሰ፤ አልዓዛርም እንዲህ አለ፡ -ልማዱ ይህ ከሆነ። በምድርህ ላይ ለዚህ ሰው ልሰጠው የሚገባውን ስጠው፤ ይህ ውሳኔህ ነውና ወስነሃልና።

22 አልዓዛርም የሰዶምን ሰው ከመሳፍንቱ ጋር ተወው፥ ሄደም።

23 የኤላምም ነገሥታት ከሰዶም ነገሥታት ጋር በተዋጉ ጊዜ የኤላም ነገሥታት የሰዶምን ርስት ሁሉ ማረኩ ሎጥንም ከንብረቱ ጋር ማርከው ወሰዱት ለአብርሃምም በነገሩት ጊዜ ሄዶ ተዋጋ። የኤላምንም ነገሥታት ከእጃቸው ወሰደ የሎጥን ንብረት ሁሉ የሰዶምንም ርስት ወሰደ።

24፤ በዚያን፡ ጊዜ፡ የሎጥ፡ ሚስት፡ ሴት፡ ልጅን፡ ወለደችለት፥ ስሟንም፡ ፍልጢት፡ ብሎ፡ ጠራው፥ እንዲህም፡ ብሎ፡ ጠራው። የሎጥ ልጅ ፓልቲት አደገች፥ ከሰዶም ሰዎችም አንዱ አገባት።

25፤ አንድ ድሀ ሰው ምግብ ሊፈልግ ወደ ከተማይቱ ገባ፥ በከተማይቱም ውስጥ ጥቂት ቀን ተቀመጠ፤ የሰዶም ሰዎችም ሁሉ እስኪጥል ድረስ ለዚህ ሰው ቁራሽ እንጀራ እንዳይሰጡት ልማዳቸውን አዋጅ አወጁ። በምድርም ላይ ሙታንን አደረጉ።

26 የሎጥም ልጅ ፓልቲት ይህን ሰው በራብ ተርቦ በጎዳና ላይ ተኝቶ አየችው፥ ማንምም በሕይወት የሚያኖረው ምንም ነገር አልሰጠውም፥ እርሱም ሊሞት ቀርቦ ነበር።

27 ነፍሷም በሰውየው የተነሣ አዘነች፥ ለብዙ ቀንም በስውር እንጀራ ትበላው ነበር፥ የዚህም ሰው ነፍስ ሕያው ሆነች።

28 ውኃ ልትቀዳ በወጣች ጊዜ እንጀራውን በውኃ ማሰሮ ውስጥ ታደርግ ነበርና፥ ድሀውም

ወዳለበት ስፍራ በመጣች ጊዜ እንጀራውን ከማሰሮው ወስዳ ይበላ ዘንድ ሰጠችው። እሷም ብዙ ቀናትን አደረገች.

29 የሰዶምና የገሞራም ሰዎች ሁሉ ይህ ሰው እንዴት ይህን ያህል ቀን ሊራብ እንደሚችል ተገረሙ።

30 እርስ በርሳቸውም። ይህ የሚበላና የሚጠጣ ብቻ አይደለም፤ ማንም ፊቱን እንኳ ሳይለውጥ ይህን ያህል ቀን ሊራብን ሊሸከምም አይችልምና፥ እንደዚሁም በሕይወት ሊኖር አይችልምና ተባባሉ። እንጀራ ያመጣለት ማን እንደ ሆነ ያውቁ ዘንድ ሦስት ሰዎች ድሀው በቆመበት ስፍራ ተሸሸጉ።

31 በዚያም ቀን የሎጥ ልጅ ፓልቲት ውኃ ልትቀዳ ወጣች፥ ወደ ማድጋዋም እንጀራ ጨመረች፥ ወደ ድሀውም ስፍራ ውኃ ልትቀዳ ሄደች፥ እንጀራውንም ከማሰሮው ውስጥ አውጥታ ሰጠችው። ድሃ ሰውእና እሱበላ.

32 ሦስቱም ሰዎች ፓልቲት በድሃው ሰው ላይ ያደረገችውን አይተው፡ — አንቺ ነሽ የደገፍሽውስለዚህምአልተራበም፥ መልኩንም አልተለወጠም እንደ ሌሎችም አልሞተም አሏት።

33 ሦስቱም ሰዎች ከተሸሸጉበት ስፍራ ወጡ፥ ፓልቲትንና በድሃው እጅ ያለውን እንጀራ ያዙ።

34 ፓልቲትንም ወስደው ወደ ዳኞቻቸው አቀረቧት፥ እንዲህም አለች። እንግዲህ ይህች ሴት ሕጋችንን ስለተላለፈች የምትቀጣውን ቅጣት ንገረን።

35 የሰዶምና የገሞራ ሰዎችም ተሰብስበው በከተማይቱ አደባባይ ላይ እሳት አነደዱ፥ ሴቲቱንም ወስደው ወደ እሳቱ ጣሉት፥ አመድም ደረሰች።

36 በአድማም ከተማ እንዲህ ያደረጉላት አንዲት ሴት ነበረች።

37፤ አንድ
መንገደኛ፡ በአድማ፡ ከተማ፡ መጥቶ፡ ሌሊቱን ፡ ኹሉ፡ በዚያ፡ ማደር፡ በማለዳ፡ ወደ፡ ቤት፡ ይኼድ፡ ዘንድ፡ አሰበ፥ ፀሓይም፡ ጠልቃ፡ እንደ፡ ኾነ፡ በዚያ፡ ይቀመጥ፡ በብላቴናይቱ፡ አባት፡ ቤት፡ ደጃፍ፡ ፊት ለፊት፡ ተቀመጠ። በዚያ ቦታ በደረሰ ጊዜ; ወጣቷም በቤቱ ደጃፍ ተቀምጦ አየችው።

38 ውኃም እንድትጠጣ ጠየቃት እርስዋም። ማን ነህ? ዛሬ በመንገድ ስሄድ ነበር ፀሐይም ስትጠልቅ ወደዚህ ደረስሁ ሌሊቱን ሁሉ በዚህ እኖራለሁ በማለዳም ተነሥቼ ጉዞዬን እቀጥላለሁ አላት።

39 ብላቴናይቱም ወደ ቤት ገብታ ለሰውየው የሚበላና የሚጠጣእንጀራና ውኃ ወሰደችው።

40፤ ይህም፡ ነገር፡ ለአዳማ፡ ሰዎች፡ ታወቀ፤ እነርሱም፡ ተሰብስበው፡ ብላቴናይቱን፡ ስለዚህ፡ ነገር፡ ይፍረዱባት፡ ወደ፡ ፈራጆች፡ አቀረቡ።

41 ዳኛውም “ይህች ሴት ሕጋችንን ስለጣሰች የሞት ፍርድ ሊፈርድባት ይገባል፤ ስለዚህም በእሷ ላይ ፍርዱ ይህ ነው።

42 የዚያም ከተማ ሰዎች ተሰብስበው ወጣቷን አወጡት፥ ዳኛውም እንዳዘዘው ከራስዋ እስከ እግሯ ማር ቀባዋት፥ በዚያን ጊዜም በቀፎቻቸውና በንቦች መንጋ ፊት አቆሙአት። በላይዋ ላይ በረረ እና መላ ሰውነቷ ስላበጠ ወጋት።

43 ወጣቱም ሴት ስለ ንቦች ጮኸች፣ ነገር ግን ማንም አላያትም ወይም አላዘነላትም፣ ጩኸትዋምወደ ሰማይ ዐረገ።

44 ፵፬ እናምበዚህ እና በሰዶምከተማዎች ስራ ሁሉ ጌታ ተበሳጨ፣ ምክንያቱም ብዙ እህል ነበራቸው፣ እናም በመካከላቸው ጸጥታ ነበራቸው፣ እናም አሁንም ድሆችን እና ችግረኞችን አይረዱም፣ እናም በዚያን ጊዜ ክፋታቸው ኃጢአትም በእግዚአብሔር ፊት በዛ።

45 እግዚአብሔርም ሰዶምንና ከተሞቿን ያጠፉ ዘንድ ወደ አብርሃም ቤት የመጡትን ሁለቱን መላእክት ላከ።

46 መላእክቱም ከበሉና ከጠጡ በኋላ ከአብርሃም ድንኳን ደጃፍ ተነሥተው በመሸ ጊዜ ወደ ሰዶም ደረሱ ሎጥም በዚያን ጊዜ በሰዶም በር ተቀምጦ ነበር ባያቸውም ጊዜ ሊቀበላቸውተነሣ። ወደ ምድር ምሰገደ።

47፤ እጅግም አስጨነቃቸው፥ ወደ ቤቱም አገባቸው፥ የሚበሉትንም መብል ሰጣቸው፥ በቤቱምአደሩ።

48 መላእክቱም ሎጥን፡ — ተነሣ፥ በዚህች ከተማ ኃጢአት እንዳትጠፋ፡ አንተና የአንተ ያሉት ሁሉ፥ ከዚህ ስፍራ ውጣ፥ እግዚአብሔር ይህን ስፍራ ያፈርሰዋል፡ አሉት።

49 መላእክቱም የሎጥን እጅ የሚስቱንም እጅ የልጆቹንም እጅ የእርሱንም ሁሉ ያዙ፥ አውጥተውም ከከተማይቱ ውጭአኖሩት።

50፤ ሎጥንም፡ —ለነፍስህ አምልጥ፡ አሉት።

51፤ እግዚአብሔርም፡ በሰዶምና፡ በገሞራ፡ ላይ፡ በእነዚህም፡ ከተማዎች፡ ኹሉ፡ ላይ፡ ከሰማይ፡ የመጣ፡ ዲንና፡ እሳት፡ አዘነበ።

52 እነዚህንም ከተሞች ሜዳውን ሁሉ በከተሞቹም የሚኖሩትን ሁሉ በምድርም ላይ የበቀለውን ሁሉ ገለበጠ። የሎጥ ሚስት አዶም የሰዶምን ልጆች ጥፋት ለማየት ወደ ኋላ ተመለከተች፤ በሰዶም ስለቀሩት ሴቶች ልጆቿ አዘነችና ከእርስዋ ጋር አልሄዱምና።

53 ወደ ኋላም ተመለከተች የጨው ሐውልት ሆነች፥ በዚያምስፍራእስከ ዛሬ ድረስ አለ።

54፤ በዚያም፡ ስፍራ፡ የቆሙት፡ በሬዎች፡ ጨው ፡ እስከ፡ እግራቸው፡ ዳር፡ ድረስ፡ በየቀኑ፡ ይልሱ፡ ነበር፥ ማለዳም፡ ይበቅላል ፥ ደግሞም፡ እስከ፡ ዛሬ፡ ድረስ፡ ይልሱታል።

55 ሎጥም ከእርሱ ጋር የቀሩት ሁለት ሴቶች ልጆቹ ሸሽተው ወደ ዓዶላም ዋሻ ሸሹ፥ በዚያም ጥቂት ጊዜ ተቀመጡ።

56 አብርሃምም በሰዶም ከተሞች የተደረገውን ያይ ዘንድ ማልዶ ተነሣ። አየና የከተሞቹን ጢስ እንደ እቶን ጢስ ሲወጣ አየ።

57፤ ሎጥምና ሁለቱ ሴቶች ልጆቹ በዋሻው ውስጥ ቀሩ፥ አባታቸውንም የወይን ጠጅ አጠጡት፥ ከእርሱም ጋር ተኙ፥ ምድርም ሁሉ እንደ ሆነች አስበው ነበርና ከእነርሱ ዘር የሚያስነሣ ሰው በምድር ላይ የለም ብለው ነበርና። ተደምስሷል።

58 ሁለቱም ከአባታቸው ጋር ተኙ፥ ፀነሱም ወንድ ልጆችንም ወለዱ፤ ታላቂቱም የልጇን ስም ሞዓብ ብላ ጠራችው። እስከ ዛሬ የሞዓባውያን አባት ነው።

59 ታናሺቱም ደግሞ ልጇን ቤናሚብላ ጠራችው። እርሱም እስከ ዛሬ ድረስ የአሞን ልጆች አባት ነው።

60፤ ከዚህም፡ በኋላ፡ ሎጥና፡ ሁለቱ፡ ሴቶች፡ ልጆቹ፡ ከዚያ፡ ኼዱ፥ በዮርዳኖስም፡ ማዶ፡ ከሁለቱ፡ ሴቶች፡ ልጆቹና፡ ወንዶች ልጆቻቸው፡ ጋራ፡ ተቀመጠ፥ የሎጥም፡ ልጆች፡ አደጉ፥ ከዚያም፡ ኼዱና፡ ከምድሪቱ፡ ሚስቶችን፡ አገቡ። የከነዓን ልጆችንም ወለዱ፥ ብዙም ሆኑ።

ምዕራፍ 20

1፤ በዚያም፡ ጊዜ፡ አብርሃም፡ ከመምሬ፡ አድባር፡ ተነሣ፥ ወደ ፍልስጥኤማውያንም፡ ምድር፡ ኼደ፥ በጌራራም፡ ተቀመጠ። አብርሃም በከነዓን ምድር በኖረ በሀያ አምስተኛው ዓመት አብርሃም በኖረበት መቶኛው ዓመት በፍልስጥኤማውያን ምድር ወዳለችው ወደ ጌራራ መጣ።

2 ወደ ምድሪቱም በገቡ ጊዜ ሚስቱን ሣራን፡ — ከአገሩ ሰዎች ክፋት እናመልጥ ዘንድ ለሚጠይቅሽ ሁሉ አንቺ እኅቴ ነሽ በዪ፡ አላት።

3 አብርሃምም በፍልስጥኤማውያን ምድር ተቀምጦ ሳለ የፍልስጥኤማውያን ንጉሥ የአቢሜሌክ ባሪያዎች ሣራ እጅግ ውብ እንደ ነበረች አይተው አብርሃምን ስለ እርስዋ ጠየቁት እርሱም፡- እኅቴ ናት አለ።

4 የአቤሜሌክም ባሪያዎች ወደ አቢሜሌክ ሄዱ፤ “ከከነዓን ምድር የመጣ አንድ ሰው በምድር ሊቀመጥ መጥቶአል፤ ለእርሱም እጅግ የተዋበች እኅት አለችው።

5 አቤሜሌክም ሣራን ያመሰገኑለትን የባሪያዎቹን ቃል ሰማ፤ አቤሜሌክም አለቆቹን ላከ፥ ሣራንም ወደ ንጉሡ አመጡት።

6 ሣራም ወደ አቤሜሌክ ቤት መጣች፥ ንጉሡም ሣራ ውብ እንደ ኾነች አየ፥ እጅግም ደስ አሰኘችው።

7 ወደ እርስዋም ቀርቦ። ሣራም መለሰችለት እርሱም ወንድሜ ነው አለችው እኛም ከከነዓን ምድር በምናገኝበት ሁሉ እንኖር ዘንድ መጥተናል።

8፤ አቢሜሌክም ሣራንን፡ አላት፡- እንሆ፡ አገሬ፡ ከፊትሽ፡ ነው፡ ወንድምሽን፡ በዚህ፡ በምድር፡ ደስ በሚያሰኛቸው፡ ምድር፡ አድርገው፡ ወንድምሽ፡ ስለሆነ፡ ከአገሩ፡ ሕዝብ፡ ኹሉ፡ ላይ፡ ከፍ፡ ማድረግ፡ የእኛ፡ ድርሻ፡ ነው። .

9 አቢሜሌክም ወደ አብርሃም ላከ፤ አብርሃምም ወደ አቤሜሌክ መጣ።

10 አቢሜሌክም አብርሃምን አለው።

11 አብርሃምም ከንጉሥ ዘንድ ወጣ የንጉሡም እጅ መንሻ ተከተለው።

12፤ በመሸም ጊዜ፡ ሰዎች፡ ለማረፍ፡ በመተኛታቸው፡ ፊት፡ ንጉሡ፡ በዙፋኑ፡ ላይ፡ ተቀምጦ፡ ነበር፥ ከባድ፡ እንቅልፉምም፡ ወደቀበት፥ በዙፋኑም፡ ላይ፡ ተኛ፥ እስከ፡ ንጋቱ፡ ድረስ፡ ተኛ።

13 ፤ የእግዚአብሔርም መልአክ የተመዘዘ ሰይፍ በእጁ ይዞ ወደ እርሱ እንደ መጣ፥ መልአኩም በአቤሜሌክ ላይ ቆመ፥ በሰይፍም ሊገድለው ወደደ፥ ንጉሡም በሕልሙ ደነገጠ፥ እንዲህም አለው። መልአክ ሆይ በሰይፍህ ልትገድለኝ የምትመጣው በምን በደልሁህ ?

14 መልአኩም መልሶ አቢሜሌክን አለው። አሁንም ያ ሰው ሚስቱን መልሱላት፥ ሚስቱ ናትና፤ ባትመልሳትም አንተና የአንተ የሆነው ሁሉ በእርግጥ እንደምትሞት እወቅ።

15፤ በዚያም ሌሊት በፍልስጥኤማውያን ምድር ታላቅ ጩኸት ሆነ፥ የአገሩም ሰዎች የተመዘዘ ሰይፍ በእጁ የያዘውን የሰው ምስል ቆሞ አዩ፥ በምድርም የሚኖሩትን በሰይፍ መታ። አዎን መታቸው ቀጠለ።

16፤ የእግዚአብሔርም፡ መልአክ፡ በዚያ፡ ሌሊት፡ የፍልስጥኤማውያንን፡ ምድር፡ ኹሉ፡ መታ፥ በዚያችም፡ ሌሊትና፡ በነጋው፡ ታላቅ፡ ድንጋጤ፡ ኾነ።

17፤ ማኅፀን ሁሉና፡ ፍሳሾቻቸው፡ ኹሉ፡ ተዘጋ፥ የእግዚአብሔርም፡ እጅ፡ በላያቸው፡ ላይ፡ ነበረችባቸው፥ በአብርሃምም፡ ሚስት፡ ሣራ፡ አቤሜሌክ፡ ስለ ወሰደችው።

18፤ በማለዳም፡ አቢሜሌክ፡ በታላቅ፡ ድንጋጤና፡ በታላቅ፡ ፍርሃት፡ ተነሣ፥ ልኮም ባሪያዎቹን አስጠራ፥ ሕልሙንም ነገራቸው፥ ሕዝቡም እጅግ ፈሩ።

19 ከንጉሡም ባሪያዎች መካከል የቆመ አንድ ሰው ለንጉሱ እንዲህ ሲል መለሰለት፡ — ንጉሥ ሆይ፥ ይህችን ሴት ለባልዋ መልሱላት፥ እርሱ ባልዋ ነውና ይህ ሰው ወደ ግብፅ በመጣ ጊዜ የግብፅ ንጉሥ እንዲሁ ሆነ።

20 ስለ ሚስቱም እንዲህ አለ፡ — እኅቴ ናት፥ በእንግድነት ምድር ሊቀመጥ በመጣ ጊዜ የሚያደርገው ነገር እንደዚህ ነውና።

21 ፈርዖንም ልኮ ይህችን ሴት ሚስት አድርጋ አገባት፤ እግዚአብሔርም ሴቲቱን ወደ ባልዋ እስኪመልስ ድረስ ከባድ መቅሠፍት አመጣበት።

22 እንግዲህ፣ ንጉሠ ነገሥት ሆይ፣ ትላንትና ሌሊት በምድር ሁሉ ላይ የሆነውን እወቅ፣ ታላቅ ድንጋጤና ታላቅ ሥቃይና ዋይታ ነበርና፣ እናም ያ በወሰድካት ሴት ምክንያት እንደ ሆነ እናውቃለን።

23 አሁንም በግብፅ ንጉሥ በፈርዖንና በተገዙት ላይ እንዳደረገው እኛንም እንዳንሞት ይህችን ሴት ለባልዋ መልስ። አቢሜሌክም ቸኮለ ጠራ፥ ሣራንም አስጠራት፥ እርስዋም ወደ እርሱ ቀረበች፥ አብርሃምንም አስጠራው፥ እርሱም ቀድሞው መጣ።

24፤ አቤሜሌክም፡ እንዲህ፡ አላቸው፡- ወንድምና፡ እኅት፡ ነህ፡ ያላችሁ፡ ይህን፡ ስትሠራ፡ ያደረጋችኋት፡ ሥራ፡ ምንድር፡ ነው፧ ይህችን ሴት፡ አገባኹ፧ አላቸው።

25 አብርሃምም አለ። አቢሜሌክም በጎችንና ላሞችን፥ ወንዶች ባሪያዎችንና ባሪያዎችን፥ አንድ ሺህም የብር ሰቅል ወሰደ፥ ለአብርሃምም ሰጠው፥ ሣራንም መለሰለት።

26 አቢሜሌክም አብርሃምን፡- እነሆ ምድር ሁሉ በፊትህ ናት በመረጥከውም ተቀመጥ አለው።

27 አብርሃምና ሚስቱ ሣራም በክብርና በክብር ከንጉሡ ፊት ወጡ፥ በምድርም በጌራራ ተቀመጡ።

28፤ የፍልስጥኤማውያንም፡ ምድር፡ ሰዎች፡ ኹሉ፡ የንጉሡም፡ ሎሌዎች፡ በሣራ፡ የተነሣ፡ ሌሊቱን፡ ኹሉ፡ ያደረባቸው፡ መቅሠፍት፡ ያሠቃዩ፡ ነበር።
29 አቢሜሌክም አብርሃምን አስጠራው፡ — ይህን ሟች ከመካከላችን ያጠፋ ዘንድ ስለ ባሪያዎችህ ወደ አምላክህ ወደ እግዚአብሔር ጸልይ።
30 አብርሃምም ስለ አቤሜሌክና ስለ ገዥዎቹ ጸለየ፥ እግዚአብሔርም የአብርሃምን ጸሎት ሰምቶ አቤሜሌክንና ገዥዎቹን ሁሉ ፈወሰ።

ምዕራፍ 21

1 በዚያም ጊዜ አብርሃም በፍልስጥኤማውያን ምድር በጌራራ ከተቀመጠ ከአንድ ዓመት ከአራት ወር በኋላ እግዚአብሔር ሣራን ጐበኘው፤ እግዚአብሔርም አሰበባት፤ ፀነሰችም ለአብርሃምም ወንድ ልጅ ወለደችለት።
2 አብርሃምም የተወለደለትን ሣራ የወለደችለትን ልጅ ይስሐቅ ብሎ ጠራው።
3 አብርሃምም ልጁን ይስሐቅን ከእርሱ በኋላ ለዘሩ ያደርግ ዘንድ እንዳዘዘው በስምንት ቀን ልጅ ገረዘው። ይስሐቅም በተወለደላቸው ጊዜ አብርሃም መቶ፥ ሣራም የዘጠና ዓመት ሰው ነበረ።
4 ሕፃኑም አደገ፥ ጡትም ጣለለት፤ አብርሃምም ይስሐቅ ጡት በጣለበት ቀን ታላቅ ግብዣ አደረገ።
5 ሴምና ዔቦርም የአገሩም ታላላቆች ሁሉ የፍልስጥኤማውያንም ንጉሥ አቤሜሌክ ባሪያዎቹም የሠራዊቱም አለቃ ፊኮል ሊበሉና ሊጠጡ አብርሃምም በዕለቱ ባደረገው በዓል ደስ ሊላቸው መጡ። ልጁ ይስሐቅ ጡት ስለ መጣበት።
6 ደግሞም የአብርሃም አባት ታራ ወንድሙም ናኮር ከካራን መጡከእነርሱም ጋር ያሉት ሁሉ ለሣራ ወንድ ልጅ እንደ ተወለደላቸው በሰሙ ጊዜ እጅግ ደስ አላቸው።
7 ወደ አብርሃምም መጡ፥ ይስሐቅም ጡት ባጣለበት ቀን አብርሃም ባደረገው በዓል በሉ ጠጡም።
8 ታራና ናኮር ከአብርሃም ጋር ደስ አላቸው፥ በፍልስጥኤማውያንም ምድር ብዙ ቀን ከእርሱ ጋር ተቀመጡ።
9 በዚያን ጊዜ የአብርሃም ልጅ ይስሐቅ በተወለደ በመጀመሪያው ዓመት የራጉ ልጅ ሴሮህ ሞተ።
10 ሴሮሕም የኖረበት ዘመን ሁሉ ሁለት መቶ ሠላሳ ዘጠኝ ዓመት ሆነ፥ ሞተም።
11፤ በዚያም፡ ወራት፡ የአብርሃም፡ ልጅ፡ እስማኤል፡ አደገ። ሣራ ይስሐቅን ለአብርሃም በወለደች ጊዜ የአሥራ አራት ዓመት ልጅ ነበረ።
12፤ እግዚአብሔርም፡ ከአብርሃም፡ ልጅ፡ ከእስማኤል፡ ጋራ፡ ነበረ፥ አደገም፡ በቀስትም፡ መጠቀምን፡ ተማረ፥ ቀስተኛም፡ ኾነ።
13 ይስሐቅም የአምስት ዓመት ልጅ በሆነ ጊዜ ከእስማኤል ጋር በድንኳኑ ደጃፍ ተቀምጦ ነበር።
14 እስማኤልም ወደ ይስሐቅ መጥቶ በፊቱ ተቀመጠ፤ ቀስቱንም ወስዶ መዘዘው ፍላጻውንም አደረገበት፥ ይስሐቅም ሊገድለው አሰበ።
15 ሣራም እስማኤል በልጇ በይስሐቅ ላይ ያደርገው ዘንድ የወደደውን ነገር አየች፥ ስለ ልጅዋም እጅግ አዘነች፥ አብርሃምንም አስመጣች፥ እንዲህም አለችው፡ — ይህችን ባሪያና ልጅዋን አውጣ፥ ልጅዋም ይወድቃልና። ከልጄ ጋር ወራሽ አትሁን፣ ዛሬ በእርሱ ላይ እንዲህ ለማድረግ ፈልጎ ነበርና።
16 አብርሃምም የሳራን ቃል ሰምቶ ማልዶ ተነሣ፥ አሥራ ሁለት እንጀራና አንድ አቁማዳ ውኃ ወስዶ ለአጋር ሰጠው፥ ከልጇም ጋር አሰናበታት፤ አጋርም ከልጇ ጋር ሄደች። ምድረ በዳው፥ በፋራን ምድረ በዳ ከምድረ በዳው ሰዎች ጋር ተቀመጡ፤ እስማኤልም ቀስተኛ ነበረ፥ በምድረ በዳም ብዙ ዘመን ኖረ።
17 እርሱና እናቱም ወደ ግብፅ ምድር ሄዱ፥ በዚያም ተቀመጡ፤ አጋርም ለልጇ ከግብፅ ሚስት አገባች ስሙም መሪባ ነበረ።
18፤ የእስማኤልም፡ ሚስት፡ ፀነሰች፥ አራት፡ ወንዶችና፡ ኹለት፡ ሴቶች፡ ልጆች፡ ወለደች፤ እስማኤልና፡ እናቱ፡ ሚስቱ፡ ልጆቹም፡ ከዚያ፡ በኋላ፡ ኼዱና ወደ ምድረ በዳ ተመለሱ።
19 በምድረ በዳም ተቀምጠው ለራሳቸው ድንኳን ሠሩ፤ እየተጓዙም በየወሩና በየዓመቱ ያርፉ ነበር።
20፤ እግዚአብሔርም፡ ስለ፡ አባቱ፡ አብርሃም፡ ለእስማኤል፡ በጎችንና፡ ላሞችን፡ ድንኳንን፡ ሰጠው፡ ሰውዮውም፡ በጎችን፡ አበዛ።
21 እስማኤልም በምድረ በዳና በድንኳን ውስጥ እየተጓዘ ብዙም ዐርፎ ተቀመጠ የአባቱንም ፊት አላየም።
22 ከተወሰነ ጊዜም በኋላ አብርሃም ሚስቱን ሣራን አላት፦ ልጄ እስማኤልን ለማየት እፈቅዳለሁና፥ ለብዙ ጊዜም አላየሁትምና።
23 አብርሃምም ልጁ እስማኤልን ሊፈልግ ከግመሎቹ በአንዱ ላይ ተቀምጦ ወደ ምድረ በዳ ሄደ፤ እርሱ ካለው ሁሉ ጋር በምድረ በዳ በድንኳን ውስጥ እንደ ተቀምጦ ሰምቷልና።
24፤ አብርሃምም ወደ ምድረ በዳ ሄደ፥ ወደ እስማኤልም ድንኳን በቀትር ጊዜ ደረሰ፥ እስማኤልንም ጠየቀ፤ የእስማኤልንም ሚስት ከልጆችዋ ጋር በድንኳኑ ውስጥ ተቀምጣ አገኛቸው፥ ባሏና እናቱም እስማኤል ከእነርሱ ጋር አልነበሩም። .
25 አብርሃምም የእስማኤልን ሚስት፡ — እስማኤል ወዴት ሄደ? ለአደን ወደ ሜዳ ሄዷል፤ አብርሃምም በግመሉ ላይ ገና ተቀምጦ ነበር፤ ለሚስቱ ለሣራም ከግመሉ አልወርድም ብሎ እንደ ማለለት ወደ ምድር አልወረደም ነበርና።
26 አብርሃምም የእስማኤልን ሚስት፡ — ልጄ ሆይ፥ ከመንገዳው የተነሣ ደክሞኛልና ጥቂት ውኃ ስጠኝ፡ አላት።
27፤ የእስማኤልም፡ ሚስት፡ ለአብርሃም፡ መልሳ፦ ውሃ፡ እንጀራም፡ የለንም፤ በድንኳኑም፡ ውስጥ፡ ተቀመጠች፥ አብርሃምን፡ አላወቀችውም፥ ማን፡ እንደ፡ ኾነም፡ አልጠየቀችውም።

28 ነገር ግን ልጆቿን በድንኳኑ ውስጥ ትደበድባቸው ነበር፥ ትረግማቸውም ነበር፤ ደግሞም ባሏን እስማኤልን ረገመችው፥ ተሳደበችውም፤ አብርሃምም የእስማኤልን ሚስት ለልጆቿ የተናገረችውን ቃል ሰማ፥ እርሱምተቄጣና ተቄጣ።

29 አብርሃምም ሴቲቱን ከድንኳኑ ትወጣለት ዘንድ ጠራት፤ ሴቲቱም መጥታ በአብርሃም ፊት ቆማ ነበር፤ አብርሃምም ገና በግመሉ ላይ ተቀምጦ ነበርና።

30 አብርሃምም የእስማኤልን ሚስት አላት፡ — ባልሽ እስማኤል ወደ ቤት በተመለሰ ጊዜ ይህን ቃል በለው።

31 ከፍልስጥኤማውያንም አገር አንድ እጅግ ሽማግሌ ሰው ሊፈልግህ ወደዚህ መጣ፥ መልኩና መልክም እንዲሁ ነበረ። ማን እንደ ሆነ አልጠየቅሁትም፥ አንተም በዚህ ባለመሆንህ ተናገረኝ፥ እንዲህም አለኝ፡ - እስማኤልም በተመለሰ ጊዜ ይህ ሰው እንዲህ አለ፡ - ወደ ቤትህ ስትመለስ የተቀመጥሽውን የድንኳን ችንካር አርቂውአለ። እዚህ,እና በእሱ ምትክ ሌላ ጥፍር ያስቀምጡ.

32 አብርሃምም ለሴቲቱ የሰጠውን ትእዛዝ ፈጸመ፥ ዘወርም ብሎ በግመሉ ላይ ወደ ቤቱ ሄደ።

33፤ ከዚያም፡ በኋላ፡ እስማኤል፡ ከእናቱ፡ ጋራ፡ መጥተው፡ ወደ፡ ድንኳኑ፡ ተመለሰ፥ ሚስቱም፡ ይህን፡ ነገር፡ ተናገረችው።

34 ከፍልስጥኤማውያን ምድር አንድ እጅግ ሽማግሌ ሰው ሊፈልግህ መጣ፥ መልኩና መልክውም እንዲሁ ነበረ። ማን እንደ ሆነ አልጠየቅሁትም፥ አንተም ቤት ሳልሆን አይቶ፡ -ባልሽ ወደ ቤት በመጣ ጊዜ ንገረው፥ ሽማግሌውም እንዲህ ይላል። በእሱ ምትክ ምስማር .

35 እስማኤልም የሚስቱን ቃል ሰማ፥ አባቱም እንደ ሆነ ሚስቱምእንዳታከብረውአወቀ።

36 እስማኤልም ለሚስቱ የተናገረውን የአባቱን ቃል ተረዳ፥ እስማኤልም የአባቱን ቃል ሰማ እስማኤልም ያቺን ሴት ጣላት፥ እርስዋምሄደች።

37፤ እስማኤልም ወደ ከነዓን ምድር ሄደ፥ ሌላም ሚስት አገባ፥ ወደ ተቀመጠበትምስፍራ ወደ ድንኳኑ አገባት።

38 ከሦስት ዓመትም በኋላ አብርሃም። ልጁን እስማኤልን ለማየት እመለሳለሁ፥ ለብዙ ዘመንምአላየውምአለ።

39 በግመሉምተቀምጦ ወደ ምድረ በዳ ሄደ፤ ወደ እስማኤልምድንኳን በቀትር ደረሰ።

40 እስማኤልንም ጠየቀው፥ ሚስቱም ከድንኳኑ ወጣች፥ እርስዋም፡- ጌታዬ በዚህ የለም፥ በሜዳ አድኖ ግመሎችን ሊጠብቅ ሄዷልና አለችው፤ ሴቲቱም አብርሃምን። በጌታዬ ወደ ድንኳኑ ግባ፥ ቍራሽም እንጀራ ብላ፥ ስለ ጉዞህ ነፍስህ ትደክማለችና።

41 አብርሃምም አላት። ሴቲቱም ፈጥና ወደ ድንኳኑ ሮጠች፥ ለአብርሃምም ውኃና እንጀራ አወጣችለት፥ በፊቱም አኖረችው፥ ይበላም ዘንድ ገፋችው፥ በላም ጠጣም ልቡም ተጽናና፥ ልጁንምእስማኤልን ባረከው።

42፤ ምግቡንም ጨርሶ እግዚአብሔርን ባረከ፥ የእስማኤልንም ሚስት፡ — እስማኤል ወደ ቤት በገባ ጊዜ ይህን ቃል በለው

43 ከፍልስጥኤማውያንም አገር አንድ እጅግ ሽማግሌ ወደዚህ መጥቶ ጠየቀህ፥ አንተም በዚህ አልነበርክም። እንጀራና ውኃም አወጣሁት በላምጠጣምልቡምተጽናና።

44 ይህንም ቃል ተናገረኝ፡ — ባልሽ እስማኤል ወደ ቤት በመጣ ጊዜ፡ — ያለህ የድንኳን ችንካር እጅግ መልካም ነው፥ ከድንኳኑ ላይ አትንቀል፡ በለው።

45 አብርሃምም ሴቲቱን ማዘዙን ፈጸመ፥ ወደ ቤቱም ተቀምጦ ወደ ፍልስጥኤማውያን ምድር ሄደ። እስማኤልም ወደ ድንኳኑ በመጣ ጊዜ ሚስቱ በደስታና በደስታ ልብ ልትቀበለው ወጣች።

46፤ ርሷም፡- አንድ፡ ሽማግሌ፡ ከፍልስጥኤማውያን፡ ምድር፡ ወደዚህ፡ መጥቶ፡ መልክ፡ እንዲህ፡ ነበረ፤ ርሱም፡ ለምኖኽ፡ አንተ፡ በዚህ፡ አልነበርኽም፤ ስለዚህ፡ እንጀራና፡ ውሃ፡ አወጣሁ፥ ርሱም በላ፡ ጠጣ፥ የእርሱንም እንጀራ ልብ ተጽናና።

47 ይህንም ቃል ተናገረኝ፡ — ባልሽ እስማኤል ወደ ቤት በመጣ ጊዜ፡ — ያለህ የድንኳን ችንካር እጅግ መልካም ነው፤ ከድንኳኑ ላይ አትንቀል፡ በለው።

48 እስማኤልም አባቱ እንደ ሆነ፣ ሚስቱም እንዳከበረው አወቀ፣ እናም እግዚአብሔር እስማኤልን ባረከው።

ምዕራፍ 22

1 እስማኤልም ተነሥቶ ሚስቱንና ልጆቹን ከብቶቹንም የእርሱንም ሁሉ ወሰደ፥ ከዚያም ተነሥቶ ወደ አባቱ በፍልስጥኤማውያን ምድር ሄደ።

2 አብርሃምም እንዳደረገችው እንደ መጀመሪያይቱ ሚስት እስማኤል ያገባትን ንግድ ለልጁ ለእስማኤል ነገረው።

3 እስማኤልና ልጆቹም በዚያች ምድር ብዙ ቀን ከአብርሃም ጋር ተቀመጡ፤ አብርሃምም በፍልስጥኤማውያን ምድር ብዙ ዘመን ተቀመጠ።

4 ዘመኑም በዛ፥ ሀያ ስድስት ዓመትም ሆነ፤ ከዚያም በኋላ አብርሃም ከባሪያዎቹ ጋር ከፍልስጥኤማውያንም ምድር ተነሥተው እጅግ ርቀው ሄዱ፥ ወደ ኬብሮንም ቀረቡ፥ በዚያም ተቀመጡ። የአብርሃምም ባሪያዎች የውኃ ጉድጓዶችን ቄፈሩ፥ አብርሃምም ከእርሱም ጋር የነበሩት ሁሉ በውኃውአጠገብ ተቀመጡ። በመሬቱ ድንበሮች ውስጥ.

5፤ መጥተውም ከአብርሃም አገልጋዮች ጋር ተጣሉ፥ የቆፈሩትንም ታላቁን ጉድጓድ ዘረፉአቸው።

6፤ የፍልስጥኤማውያንም፡ ንጉሥ፡ አቢሜሌክ፡ ይህን፡ ነገር፡ ሰማ፤ የሠራዊቱም፡ አለቃ፡ ከፊኮል፡ ከሀያ፡ ሰዎቹም፡ ጋራ፡ ወደ፡ አብርሃም፡ መጡ። ዘረፈው።

7 አቢሜሌክም አብርሃምን አለው፡ — ምድርን ሁሉ የፈጠረ ሕያውእግዚአብሔርን

8 አብርሃምም ሰባት እንስት በጎች ወስዶ ለአቤሜሌክ ሰጠው እንዲህም አለ፡ — ይህን

ጉድጓድ እንደ ቈፈርሁ ምስክር ይሆንልኝ ዘንድ እነዚህን ከእጄ ውሰድ።

9፤ አቢሜሌክም አብርሃም የሰጠውን ሰባት እንስት በጎች ወሰደ፥ ብዙ ከብቶችንና ላሞችንም ሰጠው፤ አቤሜሌክም ስለ ጉድጓዱ ለአብርሃም ማለለት፤ ስለዚህም ያን ጉድጓድ ቤርሳቤህ ብሎ ጠራው፤ በዚያ ሁለቱም ስለ እርሱ ምለዋልና። .

10 ሁለቱም በቤርሳቤህ ቃል ኪዳን አደረጉ፤ አቤሜሌክም ከሠራዊቱ አለቃ ከፊኮልና ሰዎቹ ሁሉ ጋር ተነሣ፥ ወደ ፍልስጥኤማውያንም ምድር ተመለሱ፤ አብርሃምና የእርሱም ንብረት ሁሉ በቤርሳቤህ ተቀመጡ፥ እርሱም በዚያ ተቀመጠ። ያ መሬት ለረጅምጊዜ.

11 አብርሃምም በቤርሳቤህ አንድ ትልቅ ዛፍ ተከለ፥ በምድርም አራት ማዕዘን ፊት አራት በሮች ሠራ፥ ወይንንም ተከለ፥ መንገደኛም ወደ አብርሃም ቢመጣ በመንገዱ ወዳለው በር ይገባ ዘንድ ይገባ ነበር። በዚያ ቀረና በልቶ ጠጣራሱን ጠግቦ ሄደ።

12፤ ለአብርሃም፡ ቤት፡ ለመብላትና፡ ለመጠጣት፡ ዕለት ዕለት ለሚመጡ፡ ያለፉትና፡ ያለፉ፡ የሰው፡ ልጆች፡ ዘወትር፡ ተከፈቱ።

13 ወደ አብርሃምም ቤት የራበው ሰው ሁሉ አብርሃም ይበላና ይጠጣ ዘንድ ጠግቦም ይጠጣ ዘንድ እንጀራ ይሰጠዋል፤ ራቁቱንም ወደ ቤቱ የሚመጣ የፈለገውን ልብስ ይለብሰውና ይሰጠው ነበር። ብርና ወርቅ በምድር ላይ የፈጠረውን ጌታ አስታውቀው። አብርሃም በሕይወት ዘመኑ ሁሉ ይህን አደረገ።

14 አብርሃምና ልጆቹም የእርሱም ሁሉ በቤርሳቤህ ተቀመጡ፥ እስከ ኬብሮንም ድረስ ድንኳኑን ተከለ።

15 የአብርሃምም ወንድም ናኮር አባቱም የእነርሱም ሁሉ በካራን ተቀመጡ፤ ከአብርሃምም ጋር ወደ ከነዓን ምድር አልመጡምና ነበር።

16 ለናኮርም ልጆች ተወለዱለት፤ የካራን ልጅ ሚልካ የአብርሃም ሚስት የሣራ እኅት የወለደችለት።

17፤ የተወለዱለትም፡ ስም፡ ዖጽ፡ ቡዝ፡ ቀሙኤል፡ ቃሴድ፡ ሐዘ፡ ጲልዳሽ፡ ቴድላፍ፡ ባቱኤል፡ ስምንት፡ ልጆች፡ ነበሩ፤ እነዚህ፡ ለአብርሃም፡ ወንድም፡ ለናኮር፡ የወለደቻቸው፡ የወለደቻቸው፡ የወሊቃ፡ ልጆች፡ ናቸው።

18 ለናኮርም ስምዋ ራዕማ የተባለች ቁባት ነበራት፤ እርስዋም ደግሞ ለናኮር፥ ለዛባቅ፥ ለጋካሽን፥ ታካሽንና መዓካንን ወለደችለት፤ እነርሱምአራት ልጆች ነበሩ።

19 ለናኮርም የተወለዱት ከሴቶቹ ልጆቹ ሌላ አሥራ ሁለት ወንዶች ልጆች ነበሩ፤ በካራንም የተወለዱላቸውልጆች ነበሩ።

20 የናኮር የበኵር ልጅ የዑጽ ልጆች አቢ፥ ሼፍ፥ ጋዲን፥ ሜሉስ፥ እኅታቸውም ዲቦራ ነበሩ።

21 የቡዝም ልጆች ቤራሔል፥ ናዕማት፥ ሸዋ፥ ማዶኑ ነበሩ።

22 የቀሙኤልምልጆች አራምእና ሬኮብ ነበሩ።

23 የቄሴድም ልጆች አናምሌክ፥ ሚሳይ፥ ቤኖን፥ ይፊ ነበሩ። የቻዘምልጆች ጲልዳሽ፣ ሜኪ፣ ኦፌር ነበሩ።

24 የጲልዳስምልጆች አሩድ፥ ካሙም፥ ሜሬድ፥ ሞሎክ ነበሩ።

25 የቴድላፍም ልጆች ሙሳን፣ ኩሻን፣ ሙጺ ነበሩ።

26፤ የባቱኤልም፡ ልጆች፡ ሴካር፡ ላባና፡ እኅታቸው፡ ርብቃ፡ ነበሩ።

27 በካራን የተወለዱላቸው የናኮር ልጆች ወገኖች እነዚህ ናቸው። የቀሙኤልም ልጅ አራም ወንድሙም ሬኮብ ከካራን ሄዱ፥ በአገሩም በኤፍራጥስ ወንዝ አጠገብ ሸለቆ አገኙ።

28 በዚያም ከተማ ሠሩ፥ የከተማይቱንም ስም በሶርያ ልጅ በጴጥሮስ ስም እስከ ዛሬ ድረስ አራምና ሔራይምብለው ጠሩት።

29 የቄሴድም ልጆች ወደሚያገኙበት ስፍራ ሄዱ፥ ሄደውም በሰናዖር ምድር ፊት ለፊት ያለውን ሸለቆ አገኙ፥ በዚያምተቀመጡ።

፴ እናም በዚያ ለራሳቸው ከተማ ሠሩ፣ እናም በአባታቸው ስም ቅድስት ከተማ ብለው ጠሩት፣ ይህም ምድር እስከ ዛሬ ቃሲዲም ነው፣ ቃሲምም በዚያች ምድር ኖሩ፣ እናም ብዙ ሆኑ እናም በዙ።

31 የናኮርና የአብርሃም አባት ታራ ሄደ በእርጅናውም ሌላ ሚስት አገባ ስሙም ጸሊላ ነበረ፤ ፀነሰችም ወንድ ልጅንም ወለደችለት ስሙንምዘባ ብሎ ጠራው።

32 ታራም ዘባን ከወለደ በኋላ ሀያ አምስት ዓመት ኖረ።

33 ታራም የአብርሃም ልጅ ይስሐቅ በተወለደ በሠላሳ አምስተኛውዓመት በዚያ ዓመት ሞተ።

34 የታራም ዕድሜ ሁለት መቶ አምስት ዓመት ሆነ፥ በካራንምተቀበረ።

35፤ የታራም፡ ልጅ፡ ዘባ፡ ሠላሳ፡ ዓመት፡ ኖረ፥ አራምንም፡ አክሊልን፡ መሪቅን፡ ወለደ።

36 ለታራምልጅ የዘባ ልጅ አራምሦስት ሚስቶች ነበሩት፥ አሥራ ሁለትም ወንዶችና ሦስት ሴቶች ልጆችን ወለደ። እግዚአብሔርም ለዘባ ልጅ ለአራም ሀብትንና ሀብትን ብዙ ከብቶችንም በጎችንና ላሞችን ሰጠው፤ ሰውየውምእጅግ ጨመረ።

37 የዘባም ልጅ አራም ወንድሙም ቤተ ሰዎቹም ሁሉ ከካራን ተጓዙ፥ ንብረታቸውም በካራን እጅግ ብዙ ነበርና ወደሚፈልጉበት ስፍራ ተቀመጡ። ከወንድሞቻቸው ከናኮር ልጆች ጋር በካራን መቆምአልቻሉምነበርና።

38፤ የዘባም፡ ልጅ፡ አራም፡ ከወንድሞቹ፡ ጋራ፡ ኼደ፥ በምሥራቁ፡ ምድር፡ ፊት፡ በሩቅ፡ ሸለቆ፡ አገኙ፥ በዚያም፡ ተቀመጡ።

፴፱ እናም ደግሞ በዚያ ከተማ ገነቡ፣ እናም ስሙን በታላቅ ወንድማቸው ስም አራም ብለው ጠሩት። እስከ ዛሬ ድረስ አራምዘባ ነው።

40፤ በዚያም፡ ወራት፡ የአብርሃም፡ ልጅ፡ ይስሐቅ፡ አደገ፥ አባቱም፡ አብርሃም፡ እግዚአብሔርን፡ ይያውቅ፡ ዘንድ፡ የእግዚአብሔርን፡ መንገድ፡ አስተማረው፡ እግዚአብሔርም፡ ከርሱ፡ ጋራ፡ ነበረ።

41 ይስሐቅም የሠላሳ ሰባት ዓመት ልጅ በሆነ ጊዜ ወንድሙእስማኤል ከእርሱ ጋር በድንኳኑ ውስጥ ይዘር ነበር።

42፤ እስማኤልም ለይስሐቅ፡ — እግዚአብሔር አባቴን ይገርዘን ዘንድ በተናገረው ጊዜ የአሥራ ሦስት ዓመት ልጅ ነበርሁ፥ ለአባቴም

እንደ ተናገረው እንደ እግዚአብሔር ቃል አደረግሁ፥ ነፍሴንም ሰጧት። ጌታ ሆይ፥ ለአባቴ ያዘዘውን ቃሉን አልተላለፍሁም።

43፤ ይስሐቅም፡ ለእስማኤል፡ መልሶ፡-እግዚአብሔር፡ ያዘዘኽን፡ ከሥጋኽ፡ ስለ፡ ወሰድኽው፡ ሥጋኽ፡ ስለ፡ ጥቂት፡ ስለ፡ ስለ፡ እኔ፡ ስለ፡ ለምን፡ ትመካኛለኽ፤ አለው።

44፤ የአባቴ የአብርሃም አምላክ ሕያው እግዚአብሔርን! እግዚአብሔር አባቴን፡ — ልጅህን ይስሐቅን ወስደህ በፊቴ ቍርባን አምጣ፡ ቢለው፡ በደስታ እቀበላለሁ እንጂ አልከለከልም።

45፤ እግዚአብሔርም፡ ይሥሐቅ፡ ለእስማኤል፡ የተናገረውን፡ ቃል፡ ሰማ፥ በእግዚአብሔርም፡ ፊት፡ መልካም፡ ኾነው፥ በዚህም፡ ነገር፡ አብርሃምን፡ ይፈትነው፡ አሰበ።

46፤ የእግዚአብሔርም፡ ልጆች፡ መጥተው፡ በእግዚአብሔር፡ ፊት፡ የቆሙ፡ ቀን፡ ደረሰ፥ ሰይጣንም፡ ደግሞ፡ ከእግዚአብሔር፡ ልጆች፡ ጋራ፡ በእግዚአብሔር፡ ፊት፡ መጣ።

47፤ እግዚአብሔርም ሰይጣንን፡ — ከወዴት መጣህ?ሰይጣንም ለእግዚአብሔር መልሶ።

48፤ እግዚአብሔርም፡ ሰይጣንን፡-ስለ ምድር፡ ልጆች፡ ኹሉ፡ የነገርኸኝ፡ ምንድር፡ ነው፤ አለው። ሰይጣንም ለእግዚአብሔር እንዲህ ሲል መለሰለት፡ —የምድር ልጆች ሁሉ የሚያገለግሉህን ከአንተም በፈለጉ ጊዜ የሚያስቡህ ሁሉ አይቻለሁ።

49 ከአንተም የሚለምኑትን በሰጠሃቸው ጊዜ በእርጋታ ይቀመጣሉ፥ ይተዋሉህም፥ ደግሞም አያስቡህም።

50 በመጀመሪያ ዘር ያልነበረውን የታራ ልጅ አብርሃምን አይተሃልን?ምድር .

51 አሁንም ልጁ ይስሐቅ በተወለደለት ጊዜ አንተን ትቶአል፥ በምድርም ለሚኖሩ ሁሉ ታላቅ ግብዣ አደረገ፥ እግዚአብሔርንም ረሳው።

52 ባደረገው ሁሉ መባ አላቀረበልህምና፤ የሚቃጠለውንም መሥዋዕት ወይም የደኅንነቱን መሥዋዕት፥ በሬም፥ የበግ ጠቦትንም፥ የፍየሉንም ልጅ ጡት በጣለበት ቀን ካረደው ሁሉ አይደለም።

53 ልጁም ከተወለደበት ጊዜ ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ ሠላሳ ሰባት ዓመት ሲሆነው በፊትህ መሠዊያ አልሠራም፥ ቍርባንም አላቀረበልህም፤ በፊትህም የለመነውን እንደ ሰጠህ አይቶአልና፥ አንተንም ተወ። .

54፤ እግዚአብሔርም፡ ሰይጣንን፡-ባሪያዬን፡ አብርሃምን፡ አየኸውን፡ አየኽምን፤ አለው። በምድር ላይ እንደ እርሱ ያለ የለምና፥ በፊቴም ፍጹምና ቅን፥ እግዚአብሔርንም የሚፈራ ከክፋትም የራቀ፤ በሕያውነቴ እምላለሁ፡ — ልጅህን ይስሐቅን በፊቴ አውጣው፥ ይልቁንስ ከመንጋው ወይም ከላሜው የሚቃጠለውን መሥዋዕት በፊቴ እንዲያመጣ ብነግረው አልከለከለኝም።

55 ሰይጣንም ለእግዚአብሔር እንዲህ ሲል መለሰ፡ — እንግዲህ እንደ ተናገርህ ለአብርሃም ንገረው፥ ዛሬም እንዳይተላለፍ ቃልህንም የማይጥል እንደ ሆነ ታያለህ።

ምዕራፍ 23

1 በዚያን ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል ወደ አብርሃም መጣ፥ እርሱም።

2 እርሱም፡ — የምትወደውን አንድ ልጅህን ይስሐቅን ውሰድ፥ ወደ ሞሪያም ምድር ሂድ፥ በዚያም በሚታይህ በተራሮች ላይ መሥዋዕት አድርገህ ሠዋው፡ አለው። በዚያ ደመናና የእግዚአብሔርን ክብር ታያለህና ።

3 አብርሃምም በልቡ፡ — በእግዚአብሔር ፊት ለሚቃጠል መሥዋዕት አቀርበው ዘንድ ልጄን ይስሐቅን ከእናቱ ከሣራ እንዴት እለየዋለሁ?

4 አብርሃምም ወደ ድንኳኑ ገባ፥ በሚስቱም በሣራ ፊት ተቀመጠ፥ ይህንም ነገራት።

5 ልጄ ይስሐቅም አድጎአል፥ የአምላኩንም አገልግሎት ጥቂት ጊዜ አላጠናም፤ አሁንም ነገ ሄጄ ሴምንና ልጁን ዔቦርን አመጣዋለሁ፤ በዚያም የእግዚአብሔርን መንገድ ይማራል። ሁልጊዜም በእግዚአብሔር ፊት ሲጸልይ እንደሚመልስለት እንዲያውቅም እግዚአብሔርን እንዲያውቅ ያስተምረዋል ስለዚህም በዚያ አምላኩን እግዚአብሔርን የማገልገልን መንገድ ያውቃል።

6 ሣራም፡- መልካም ተናገርህ፥ ጌታዬ ሄደህ እንደ ተናገርህ አድርግለት፥ ነገር ግን ከእኔ እጅግ አትራቅ፥ በዚያም ብዙ አይቀመጥ፥ ነፍሴ በነፍሱ ታስራለችና አለች።

7 አብርሃምም ሣራን፡ —ልጄ ሆይ፥ ከእኛ ጋር መልካም ያደርግልን ዘንድ ወደ አምላካችን ወደ እግዚአብሔር እንጸልይ፡ አላት።

8 ሣራም ልጅዋን ይስሐቅን ወሰደች፥ ሌሊቱንም ሁሉ በእርስዋ ዘንድ አደረ፤ ሳመችውም አቅፋው፥ እስከ ጥዋትም ድረስ ነገረችው።

9 እርስዋም፡- ልጄ ሆይ፥ ነፍሴ ከአንተ እንዴት ትለየኛለች? እርስዋም ሳመችው፥ አቅፋውም አብርሃምን ስለ እርሱ ነገረችው።

10 ሣራም አብርሃምን አለችው፡ —ጌታዬ ሆይ፥ ልጅህን እንድትጠነቀቅ እለምንሃለሁ፥ ዓይንህንም በእርሱ ላይ አድርግ፤ ከእርሱ በቀር ሌላ ወንድ ልጅ ወይም ሴት ልጅ የለኝምና ።

11 አንተ አትተወው፤ ቢራብም እንጀራን ስጠው፥ ቢጠማም ውኃ ስጠው። በእግሩ አይሂድ በፀሐይም ላይ አይቀመጥ።

12 ብቻውንም በመንገድ አይሂድ፥ ከሚወደውም ሁሉ አያስገድደው፥ የሚነግርህንም አድርግበት እንጂ።

13፤ ሣራም፡ ስለ፡ ይስሐቅ፡ ሌሊቱን፡ ኹሉ፡ አምርራ፡ አለቀሰች፥ እስከ፡ ጠዋት፡ ድረስ፡ አዘዘችው ።

14፤ በማለዳም፡ ሣራ፡ አቤሜሌክ፡ ከሰጣት፡ ከቤት፡ ያላት፡ ልብስ፡ በጣም፡ ያማረ፡ ያማረ፡ መጐናጸፊያ፡ መረጠች።

15 ለልጇም ይስሐቅን አለበሰችው፥ በራሱም ላይ ጥምጣም አደረገች፥ በጥምጥሙም ራስ ላይ የከበረ ድንጋይ ሸፈነች፥ ለመንገድም ስንቅ ሰጠቻቸው፥ ወጡም፥ ይስሐቅም ከእርሱ ጋር ሄደ። አባት አብርሃም እና አንዳንድ አገልጋዮቻቸው ከመንገድ ሊያዩአቸው ሸኛቸው።

16 ሣራም ከእነርሱ ጋር ወጣች፥ ሄደውም ልታያቸው በመንገድ ላይ ወጣቻቸው፤ እነርሱም። ወደ ድንኳኑ ተመለሺ አሏት።

17 ሣራም የልጇን የይስሐቅን ቃል በሰማች ጊዜ እጅግ አለቀሰች፥ ባሏም አብርሃም ከእርስዋ ጋር አለቀሰች፥ ልጃቸውም ከእነርሱ ጋር ታላቅ ልቅሶ አለቀሰች። ከእነርሱም ጋር የሄዱት እጅግ አለቀሱ።

18 ሣራም ልጇን ይስሐቅን ያዘች፥ በእቅፏም ያዘችው፥ አቅፋም ከእርሱ ጋር አለቀሰች፤ ሣራም፡- ከዚህ ቀን በኋላ እንዳገኝሽ ማን ያውቃል?

19 አሁንም አብረው አለቀሱ፤ አብርሃምና ሣራና ይስሐቅም ከእነርሱም ጋር በመንገድ ላይ የሄዱት ሁሉ አለቀሱ፤ ሣራም ከልጇ ተለይታ ምርር ብላ አለቀሰች፤ ወንዶች ባሪያዎቿና ባሪያዎችዋም ሁሉ ከእርስዋ ጋር ተመለሱ። ድንኳኑ ።

20 አብርሃምም እንዳዘዘው በእግዚአብሔር ፊት መሥዋዕት አድርጎ ያመጣው ከልጁ ከይስሐቅ ጋር ሄደ።

21 አብርሃምም ከብላቴኖቹ ሁለቱን፥ የአጋርን ልጅ እስማኤልንና ባሪያውን አልዓዛርን ከእርሱ ጋር ወሰደ፥ ከእነርሱም ጋር ሄዱ፥ በመንገድም ሲሄዱ ብላቴኖቹ ይህን ቃል ተናገሩ።

22 እስማኤልም አልዓዛርን አለው፡ — አሁን አባቴ አብርሃም ከይስሐቅ ጋር እንደ ተናገረ ለእግዚአብሔር የሚቃጠል መሥዋዕት ያመጣው ዘንድ ይሄዳል።

23፤ እኔ፡ በኵር፡ ልጁ፡ ነኝና፡ በተመለሰ፡ ጊዜ፡ ከርሱ፡ በኋላ፡ እወርሰው፡ ዘንድ፡ ያለውን፡ ኹሉ፡ ይሰጠኛል።

24፤ አልዓዛርም፡ ለእስማኤል፡ መልሶ፡ እንዲህ፡ አለው፡- አብርሃም፡ ከእናትኽ፡ ጋራ፡ ጥሎኻል፥ ከርሱም፡ ኹሉ፡ ምንም፡ አትወርስ፡ ዘንድ፡ ማለ፥ ለርሱም፡ ያለውን፡ ኹሉ፡ ከዕቃው፡ ኹሉ፡ በቀር፡ ከዚህ፡ በቀር። እኔ ባሪያው፥ በቤቱ የታመነ፥ ሌሊትና ቀንም ያገለገልሁት፥ የሚፈልገውንም ሁሉ ያደረግሁ እኔ ነኝ? በሞቱ ጊዜ ያለውን ሁሉ ለእኔ ያውርስለታል።

25 አብርሃምም ከልጁ ከይስሐቅ ጋር በመንገድ ሲሄድ ሰይጣን መጣና ትሑት መንፈስም የተቸገረ ሰው ሆኖ በአምሳሉ ተገለጠለት፤ ወደ አብርሃምም ቀረበ። ለአንድ ልጅህ ይህን ነገር ዛሬ ታደርግ ዘንድ ትሄዳለህን?

26 እግዚአብሔር በኋለኛው ዘመንህ በእርጅናህ ጊዜ ወንድ ልጅ ሰጥቶሃልና፥ አንተም ግፍ አላደረገምና ዛሬ ትገድለው ዘንድ ትወዳለህን? የአንድን ልጅህን ነፍስ ከምድር ታጠፋለህን?

27 ይህ ነገር ከእግዚአብሔር ዘንድ እንዳይሆን አታውቅምን? ሂድ ልጅህን እርድ ይለው ዘንድ እግዚአብሔር በምድር ላይ እንዲህ ያለ ክፋት በሰው ላይ ሊያደርግ አይችልምና።

፳፰ እናም አብርሃም ይህን ሰምቶ ከጌታ መንገድ ሊያወጣው የፈለገው የሰይጣን ቃል መሆኑን አወቀ፣ ነገር ግን አብርሃም የሰይጣንን ቃል አልሰማም፣ አብርሃምም ገሠጸው እስከ ሄደ።

29 ሰይጣንም ተመልሶ ወደ ይስሐቅ መጣ። ለይስሐቅም ያማረና የተዋበ ጎልማሳ አምሳል ተገለጠለት።

30 ወደ ይስሐቅም ቀረበ።

31፤ አሁንም፥ ልጄ ሆይ፥ አትስማው፥ አትስጠውም፥ እርሱ ሞኝ ሽማግሌ ነውና፥ የከበረች ነፍስህና ውበትህም ከምድር ላይ አይጥፋ።

32 ይስሐቅም ይህን ሰምቶ አብርሃምን፡- አባቴ ሆይ፥ ይህ ሰው የተናገረውን ሰምተሃልን? እርሱም እንዲሁ ተናግሯል።

33 አብርሃምም ለልጁ ለይስሐቅ መለሰ እንዲህም አለው፡ — ተጠንቀቅ፥ ቃሉንም አትስማ፥ አትስጠውም፥ እርሱ ሰይጣን ነውና፥ ዛሬ ከእግዚአብሔር ትእዛዝ ሊርቀን የሚጥር ነው።

34 አብርሃምም ሰይጣንን አሁንም ገሠጸው፥ ሰይጣንም ከእነርሱ ሄደ፥ ሊያሸንፋቸውም አልቻለም አይቶ ተሰወረባቸው፥ ሄደም በመንገድም በፊታቸው አለፈ። እርሱም በመንገድ ላይ እንደ ትልቅ ወንዝ ተለወጠ አብርሃምና ይስሐቅም ሁለቱ ጎበዞቹም ወደዚያ ስፍራ ደረሱ እንደ ታላቅም ውኃ ያለ ትልቅና ኃይለኛ ወንዝ አዩ።

35 ወደ ወንዙም ገብተው አለፉ፥ ውኃውም በመጀመሪያ ወደ እግራቸው ደረሰ።

36 ወደ ወንዙም ዘልቀው ገቡ፥ ውኃውም እስከ አንገታቸው ድረስ ደረሰ፥ ሁሉም ከውኃው የተነሣ ደነገጡ። ወንዙንም በተሻገሩ ጊዜ አብርሃም ያንን ስፍራ አወቀ፥ ከዚያም በፊት ውኃ እንደሌለ አወቀ።

37 አብርሃምም ልጁን ይስሐቅን አለው፡ — ይህን ስፍራ አውቃለሁ፡ ወንዝና ውኃ ያልነበረበት፡ እንግዲህ ዛሬ ከእግዚአብሔር ትእዛዝ ያስወጣን ዘንድ ይህን ሁሉ የሚያደርገው ይህ ሰይጣን ነው።

38 አብርሃምም ገሠጸው እንዲህም አለው፡ — እግዚአብሔር ይገሥጽህ ሰይጣን ሆይ፥ በእግዚአብሔር ትእዛዝ እንሄዳለንና ከእኛ ተለየ።

39 ሰይጣንም ከአብርሃም ድምፅ የተነሣ ፈራ፥ ከእነርሱም ሄደ፤ እናም ቦታው እንደ መጀመሪያው ደረቅ ምድር ሆነ።

40 አብርሃምም ከይስሐቅ ጋር እግዚአብሔር ወደ ነገረው ስፍራ ሄደ።

41 በሦስተኛውም ቀን አብርሃም ዓይኑን አነሣና እግዚአብሔር የነገረውን በሩቅ አየ።

42፤ የእሳትም፡ ዐምድ፡ ከምድር፡ ወደ፡ ሰማይ፡ ለሚደርስ፡ ታየው፥ የክብርም፡ ደመና፡ በተራራ፡ ላይ፡ የእግዚአብሔርም፡ ክብር፡ በደመናው፡ ታየ።

43 አብርሃምም ይስሐቅን አለው። ልጄ ሆይ፥ በዚያ በሩቅ የምናየው በእርሱ ላይ የማየውን ተራራ ታያለህን?

44 ይስሐቅም መለሰ አባቱን፡ — እነሆ፥ የእሳት ዓምድና ደመና አያለሁ የእግዚአብሔርም ክብር በደመናው ላይ ታይቷል፡ አለው።

45 አብርሃምም ልጁ ይስሐቅ በእግዚአብሔር ፊት ለሚቃጠል መሥዋዕት እንደ ተቀበለው አወቀ።

46 አብርሃምም አልዓዛርንና ልጁን እስማኤልን አለው። እኛ ደግሞ በሩቅ ባለው ተራራ ላይ የምናየውን ታያላችሁን?

47 እነርሱም መልሰው። እንደ ሌሎቹ የምድር ተራሮች በቀር ምንም የምናየው የለም አሉ። አብርሃምም ከእነርሱ ጋር ይሄዱ ዘንድ በእግዚአብሔር ፊት እንዳልተቀበላቸው አወቀ፤ አብርሃምም እንዲህ አላቸው፡ — እኔና ልጄ ይስሐቅ ወደዚያ ተራራ ሄደን በዚያ በእግዚአብሔር ፊት እንሰግዳለን ከዚያም ወደ እናንተ እንመለሳለን። .

48 አብርሃምም እንዳዘዘ አልዓዛርና እስማኤል በዚያ ስፍራ ተቀመጡ።

49 አብርሃምም የሚቃጠል መሥዋዕት የሚሆን እንጨት አንሥቶ ለልጁ ለይስሐቅ አኖረው፥ እሳቱንና ቢላዋውንም ወሰደ፥ ሁለቱም ወደዚያ ስፍራ ሄዱ።

50፤ ይስሐቅም፡ በሄዱ፡ ጊዜ፡ አባቱን፡ አለው፡- እንሆ፥ እሳቱንና፡ እንጨቱን፡ አያለሁ፤ በእግዚአብሔርም፡ ፊት፡ የሚቃጠለው፡ መሥዋዕት፡ በግ፡ ወዴት፡ ነው?

51 አብርሃምም ለልጁ ለይስሐቅ መለሰ፡ — በበጉ ፋንታ ፍጹም የሚቃጠል መሥዋዕት ትሆን ዘንድ እግዚአብሔር መረጠህ።

52 ይስሐቅም አባቱን፡ — እግዚአብሔር የተናገረህን ሁሉ በደስታና በልብ እልልታ አደርጋለሁ፡ አለው።

53 አብርሃምም ልጁን ይስሐቅን፡- ስለዚህ የማይገባው ሐሳብ ወይም ምክር በልብህ አለን? ልጄን ንገረኝ ፣ እባክህ ፣ ልጄ ሆይ ከእኔ አትሰውረው።

54 ይስሐቅም ለአባቱ ለአብርሃም መለሰ እንዲህም አለው፡ — አባቴ ሆይ፥ ሕያው እግዚአብሔርን! ተናግሮሃል።

55 በዚህ ምክንያት እጅና እግር ወይም ጡንቻ አልተንቀሳቀሰም ወይም አልተናወጠም፥ በልቤም ስለዚህ ነገር ሀሳብ ወይም ክፉ ምክር የለም።

56፤ ነገር፡ ግን፡ በዚህ፡ ነገር፡ ሐጉጉጉና፡ ሐጉጉጉጉች፡ ነኝ፥ እና፡ እላለሁ፡ በፊቱ፡ የሚቃጠል፡ መሥዋዕት፡ እኾን፡ ዘንድ፡ የመረጠኝ፡ እግዚአብሔር፡ ብሩክ፡ ነው።

57 አብርሃምም በይስሐቅ ቃል እጅግ ደስ አለው፥ እግዚአብሔርም ወደ ተናገረው ስፍራ ሄደው ተሰበሰቡ።

58 አብርሃም በዚያ ስፍራ መሠዊያውን ሊሠራ ቀረበ፥ አብርሃምም እያለቀሰ ነበር፤ ይስሐቅም መሠዊያውን ሠርተው እስኪጨርሱ ድረስ ድንጋይና ጭቃ ወሰደ።

59 አብርሃምም እንጨቱን ወስዶ በሠራው መሠዊያ ላይ አኖረው።

60 ልጁንም ይስሐቅን ወስዶ በእግዚአብሔር ፊት ለሚቃጠል መሥዋዕት ይገድለው ዘንድ በመሠዊያው ላይ ባለው እንጨት ላይ ያኖረው ዘንድ አሰረው።

61 ይስሐቅም አባቱን፡- ተመልሼ እንዳልንቀሳቀስ በመሠዊያው ላይ አኑረኝ፥ በሥጋዬም ላይ ካለው የጩቤ ኃይል እንዳልፈታ በመሠዊያው ላይ አኑረኝ፥ የሚቃጠለውንም መሥዋዕት እንዳላረክስ አለው። አብርሃምም እንዲሁ አደረገ።

62 ይስሐቅም አባቱን እንዲህ አለው፡ — አባቴ ሆይ፥ በገደልኸኝ ጊዜ ለቍርባን ባቃጠልኸኝ ጊዜ፥ ለእናቴ ለሣራ አመጣ ዘንድ ከአመድዬ የተረፈውን ከአንተ ጋር ውሰድ፥ እንዲህም በላት። የይስሐቅ ጣፋጩ መዓዛ; ነገር ግን ነፍሷን ከእኔ በኋላ እንዳትጥልና እንዳትሞት በጉድጓድ አጠገብ ወይም በማንኛውም ከፍታ ላይ ብትቀመጥ ይህን አትንገራት።

63 አብርሃምም የይስሐቅን ቃል ሰማ፤ ይስሐቅም ይህን ቃል በተናገረ ጊዜ ቃሉን ከፍ አድርጎ አለቀሰ። የአብርሃምም እንባ በልጁ በይስሐቅ ላይ ፈሰሰ ይስሐቅም መራራ ልቅሶን አለቀሰ አባቱንም።

64 የአብርሃምና የይስሐቅም ልብ እግዚአብሔር ባዘዛቸው ነገር ሐሤት አደረገ። ልብ ግን ደስ እያለው ዓይን አምርራ አለቀሰች።

65 አብርሃምም ልጁን ይስሐቅን አስሮ በእንጨቱ ላይ በመሠዊያው ላይ አኖረው፤ ይስሐቅም በአባቱ ፊት በመሠዊያው ላይ አንገቱን ዘረጋ፤ አብርሃምም ልጁን በፊቱ የሚቃጠል መሥዋዕት ያርድ ዘንድ ቢላዋ ሊወስድ እጁን ዘረጋ። ጌታ።

66 በዚያን ጊዜ የምሕረት መላእክት ወደ እግዚአብሔር ፊት ቀርበው ስለ ይስሐቅ እንዲህ ብለው ተናገሩት።

67 0 ጌታ ሆይ፣ አንተ በሰማይና በምድር በፈጠርከው ሁሉ ላይ መሐሪና አዛኝ ንጉሥ ነህ፣ ሁሉንም ትደግፋቸዋለህ። ስለዚህ በባሪያህ በይስሐቅ ፋንታ ቤዛን ስጠኝ፥ ትእዛዝህንም ለሚፈጽሙት ለአብርሃምና ለልጁ ለይስሐቅ ማረኝ፥ ራራም።

68፤ አቤቱ፥ የባሪያኽ፡ የአብርሃም፡ ልጅ፡ ይስሐቅ፡ ለመታረድ፡ እንደ፡ እንስሳ፡ እንደ፡ ታሰረ፡ አየህን፤ አሁንም አቤቱ፥ ርኅራኄህ በእነርሱ ላይ ያንሣ።

69 በዚያን ጊዜ እግዚአብሔር ለአብርሃም ተገለጠለት፥ ከሰማይም ጠርቶ እንዲህ አለው፡ — እጅህን በብላቴናው ላይ አትጫንበት፥ አንዳችም አታድርግበት፤ ይህን በማድረግህ እግዚአብሔርን እንደምትፈራ አሁን አውቃለሁና። አድርግ፥ አንድ ልጅህንም ከእኔ አትከልክለው።

70 አብርሃምም ዓይኑን አነሣና አየ፥ እነሆም አንድ በግ በዱር ውስጥ ቀንዶቹ ተይዘው ነበር፤ እግዚአብሔር አምላክ ምድርንና ሰማይን በፈጠረ ቀን በምድር ላይ የፈጠረው በግ የፈጠረው ነው።

71 እግዚአብሔር ይህን በግ በይስሐቅ ፋንታ የሚቃጠል መሥዋዕት እንዲሆን ከዚያ ቀን ጀምሮ አዘጋጅቶ ነበርና።

72 እናም ይህ በግ ወደ አብርሃም እየቀረበ ሳለ ሰይጣን ያዘው እና ወደ አብርሃም እንዳይደርስ ቀንዶቹን በዱር ውስጥ በዱር ውስጥ ያዘ፣ አብርሃምም ልጁን ይገድለው ዘንድ።

73 አብርሃምም በግ ወደ እርሱ ሲቀርብ አይቶ ሰይጣንም ከለከለው፥ አስመጣውም፥ ወደ መሠዊያውም አቀረበው፥ ልጁንም ይስሐቅን ከእስራቱ ፈታው፥ በጉንም በእርሱ ፋንታ አኖረው፥ አብርሃምም በግ በግንባሩ ላይ

አረደው። መሠዊያውም በልጁ በይስሐቅ ፋንታ መሥዋዕት አድርጎ አቀረበው።

74 አብርሃምም ከበጉ ደም ጥቂት በመሠዊያው ላይ ረጨው፥ እንዲህም አለ፡ — ይህ በልጄ ፋንታ ነው፥ ይህም ቀን በእግዚአብሔር ፊት እንደ ልጄ ደም ይቈጠር፡ አለ።

75 አብርሃምም በዚህ ምክንያት በመሠዊያው አጠገብ ያደረገውን ሁሉ ጨኸ። አብርሃምም በመሠዊያው አጠገብ ያለውን አገልግሎት ሁሉ ፈጸመ፥ አገልግሎቱም በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት አገኘ፥ እንደ ይስሐቅም ተቈጠረ። እግዚአብሔርም አብርሃምንና ዘሩን በዚያ ቀን ባረከ።

76 ሰይጣንም ወደ ሣራ ሄደ፥ እጅግም ትሑት እና ትሑት ሰው በመምሰል ተገለጠላት፤ አብርሃምም በእግዚአብሔር ፊት በሚቃጠል መሥዋዕት ገና ተጠመደ።

77፤ ርሱም፡- አብርሃም፡ ከአንድ፡ ልጅሽ፡ ጋራ ፡ ዛሬ፡ የሠራውን፡ ሥራ፡ ኹሉ፡ አታውቂምን፧ አላት። ይስሐቅንም ወስዶ መሠዊያ ሠርቶ ገደለው፥ በመሠዊያውም ላይ መሥዋዕት አድርጎ አሳደገው፤ ይስሐቅም በአባቱ ፊት አለቀሰ፥ አላየውምም፥ አልራራለትም።

78 ሰይጣንም ይህን ቃል ደገመ፥ ከእርስዋም ሄደ፤ ሣራም የሰይጣንን ቃል ሁሉ ሰማች፥ ከልጇም ጋር ከነበሩት ከሰዎች ልጆች መካከል ሽማግሌ እንደሚሆን አስባለች፥ መጥቶም ተናገረ። እሷ እነዚህን ነገሮች.

79 ሣራም ድምፅዋን ከፍ አድርጋ አለቀሰች፥ ስለ ልጅዋም መራራ ብላ ጮኸች። እርስዋም በምድር ላይ ወድቃ በራስዋ ላይ ትቢያ ነስንሰ፡ - ልጄ ሆይ፥ ልጄ ይስሐቅ ሆይ፥ በአንተ ፋንታ ዛሬ በሞትኩ ነበር አለችው። እርስዋም ማልቀስ ቀጠለች፡ -ልጄ ሆይ፣ ልጄ ይስሐቅ ሆይ፣ በአንተ ፈንታ ዛሬ በሞትኩ ኖሮ ስለ አንተ በጣም አዝኛለሁ።

80 እርስዋም ገና እያለቀሰች ሄደች። አሁን ደስታዬ በአንቺ ላይ ወደ ኀዘን ተቀየረ፤ አንተን ናፍቄ ነበር፥ በዘጠና ዓመትም እስክወልድህ ድረስ ጮኽሁ ወደ እግዚአብሔርም ጸለይሁ። አሁንም ዛሬ ለመሥዋዕት የሚሆን ስለ ቢላዋና ለእሳት አገለገልህ።

81 ነገር ግን ልጄ ሆይ፣ የእግዚአብሔር ቃል ሆኖ ከአንተ ጋር አጽናናለሁ፣ ምክንያቱም የአምላክህን ትእዛዝ ፈጽመሃልና። የሕያዋን ፍጥረታት ሁሉ ነፍስ በእጁ የሆነች የአምላካችንን ቃል የሚተላለፍ ማን ነው?

82 አቤቱ አምላካችን ሆይ፥ ሥራህ ሁሉ መልካምና ጽድቅ ነውና አንተ ጻድቅ ነህ። እኔ ደግሞ ባዘዝኸው ቃል ደስ ብሎኛልና፥ ዓይኔም በምሬት ስታለቅስ ልቤ ሐሤት አደረገ።

83 ሣራም ራስዋን ከባሪያዋ በአንዲቱ እቅፍ ላይ አደረገች፥ ዝምም እንደ ድንጋይ ሆነች።

84 ከዚያም ተነሥታ ወደ ኬብሮን እስክትደርስ ድረስ ትጠይቅ ነበር፤ በመንገድም ሲሄዱ ካገኛቸው ሰዎች ሁሉ ጠየቀቻቸው፤ በልጇም ላይ የሆነውን ማንም ሊነግራት አልቻለም።

85 ከባሪያዎቿና ከወንዶች ባሪያዎችዋ ጋር ወደ ቂርያትአርባቅ ወደምትባል ኬብሮን መጣች፤ ስለ ልጅዋም ጠየቀች፥ አብርሃምም ከይስሐቅ ጋር የሄደበትን እንዲፈልጉ ከባሪያዎቿ አንዳንድ ላከችና በዚያ ቀረች። በሴም እና በዔቦር ቤት ሊፈልጉት ሄዱ፥ አላገኙትምም፤ ምድሪቱንም ሁሉ ፈለጉ፥ እርሱም በዚያ አልነበረም።

86 እነሆም፥ ሰይጣን በአረጋዊ ሰው አምሳል ወደ ሳራ መጣ፥ በፊቷም ቆመ፥ በፊቷም ቆመ፥ እንዲህም አላት፥ በውሸት ነግሬሻለሁ፥ አብርሃምም ልጁን አልገደለም እና አልሞተምና። ቃሉንም በሰማች ጊዜ ደስታዋ ስለ ልጅዋ እጅግ ጨካኝ ነበር፥ ነፍሷም በደስታ ወጣች። ሞተች ወደ ሕዝቦቿም ተሰበሰበች።

87 አብርሃምም አገልግሎቱን በፈጸመ ጊዜ ከልጁ ከይስሐቅ ጋር ወደ ወጣቶቹ ተመለሰ፤ ተነሥተውም አብረው ወደ ቤርሳቤህ ሄዱ፥ ወደ ቤታቸውም መጡ።

88 አብርሃምም ሣራን ፈለጋት፥ ሊያገኛትም አልቻለም፥ ስለ እርስዋም ጠየቀ፥ እነርሱም፡ — በሄድክበት ልትፈልግህ እስከ ኬብሮን ድረስ ሄደች፤ እንዲሁ ተነግሮታልና አሉት።

89 አብርሃምና ይስሐቅም ወደ እርስዋ ወደ ኬብሮን ሄዱ፤ እንደ ሞተችም ባዩ ጊዜ ድምፃቸውን ከፍ አድርገው በእርስዋ ላይ አለቀሱ። ይስሐቅም በእናቱ ፊት ተደፍቶ አለቀሰችና፡ - እናቴ እናቴ ሆይ እንዴት ተወሽኝ ወዴትስ ሄድሽ?እንዴትስ ተውኸኝ!

90 አብርሃምና ይስሐቅም እጅግ አለቀሱ፥ ባሪያዎቻቸውም ሁሉ ከእነርሱ ጋር ስለ ሣራ አለቀሱ፥ ታላቅና ከባድ ኀዘንም አለቀሱላት።

ምዕራፍ 24

1 የሳራም ሕይወት መቶ ሀያ ሰባት ዓመት ሆነ፥ ሣራም ሞተች። አብርሃምም ሚስቱን ሣራን የሚቀብርበት መቃብር ሊፈልግ ከሙታን ፊት ተነሣ። ሄዶም በምድር ላይ ለሚኖሩ ለኬጢ ልጆች።

2 እኔ በአገራችሁ ከእናንተ ጋር እንግዳና መጻተኛ ነኝ፤ ሬሳዬን ከፊቴ እቀብር ዘንድ በምድራችሁ የመቃብር ርስት ስጡኝ።

3 የኬጢም ልጆች አብርሃምን አሉት፣ እነሆ ምድሪቱ በፊትህ ናት፣ በተመረጠው መቃብራችን ሬሳህን ቅበረው፣ ሬሳህን ከመቅበር ማንም አይከለክልህምና።

4 አብርሃምም እንዲህ አላቸው፡ — በዚህ ብትስማሙ ሄዳችሁ ወደ ዘካር ልጅ ወደ ኤፍሮን ለምኑልኝ፥ በእርሻውም ዳርቻ ያለውን የማክፌላን ዋሻ እንዲሰጠኝ ለምኑልኝ፥ እኔም እገዛለሁ። ለሚፈልገው ሁሉ ከእርሱ ነው።

5 ኤፍሮንም በኬጢ ልጆች መካከል ተቀመጠ፥ ሄደውም ጠሩት፥ ወደ አብርሃምም ፊት ቀረበ፥ ኤፍሮንም አብርሃምን አለው፡ — እነሆ እኔ ባሪያህ አደርገዋለሁ። አብርሃምም፡- አይደለም፥ ነገር ግን ለዘላለም የመቃብር ርስት ይሆን ዘንድ ዋሻውንና እርሻውን በዋጋ እገዛለሁ አለ።

6 ኤፍሮንም መልሶ እንዲህ አለ፡ — እነሆ ርሻውና ዋሻው በፊትህ ናቸው፤ የምትፈልገውን ሁሉ ስጥ። በፍጹም ዋጋ

ከእጅህና በከተማህ በር ከሚገቡት እጅ ከዘርህምእጅለዘላለምእገዛዋለሁአለ።

7 ኤፍሮንና ወንድሞቹም ሁሉ ይህን በሰሙ ጊዜ አብርሃም በኤፍሮንና በወንድሞቹ ሁሉ እጅ አራት መቶ ሰቅል ብር ለኤፍሮን መዘነ። አብርሃምም ይህን ግብይት ጻፈ፤ ጻፈውም ከአራት ምስክሮችም ጋር መሰከረ።

8 የምሥክሮቹም ስም ይህ ነው፤ የኬጢያዊው የአቢሽና ልጅ አሚጋል፥ የኤዊያዊው የአሹናክ ልጅ አዲኮሮም፥ የጎሜራዊው የአኪራም ልጅ ዓብዶን፥ የሲዶናዊው የአቡዲሽ ልጅ ባቅዲል።

9 አብርሃምም የግዢውን መጽሐፍ ወስዶ በቤተ መዛግብቱ ውስጥ አኖረው፤ አብርሃምም በመጽሐፉ የጻፈው ቃል ይህ ነው።

10 አብርሃም ከኬጢያዊው ከኤፍሮን የገዛውን ዋሻና እርሻውን ከዘሩም ከከተማውም ከሚወጡት ከዘራቸውም ለዘላለም ለአብርሃምና ለዘሩ ለእነዚያም መገዛት ይሆንላቸዋል። ከወገቡ የሚወጣ ለዘላለም የመቃብር ቦታ ይሆናል; ማተሚያም አድርጎ ከምሥክሮች ጋር መሰከረ።

11 ዕርሻውና ዋሻው በውስጡም ያለው ስፍራ ሁሉ ለአብርሃምና ከእርሱም በኋላ ለዘሩ ከኬጢ ልጆች ዘንድ ተጠበቁ። እነሆ፥ በከነዓን ምድር በኬብሮን በመምሬ ፊት ለፊት ነው።

12፤ ከዚህም፡ በኋላ፡ አብርሃም፡ ሚስቱን፡ ሣራን፡ በዚያ፡ ቀበራት፡ ቦታውና፡ ዳርቻው፡ ኹሉ፡ ለአብርሃምና፡ ለዘሩ፡ የመቃብር፡ ርስት፡ ኾነ።

13 አብርሃምም ሣራን በነገሥታቱ ዘንድ እንደ ታየው በክብር ቀበራት፤ እርስዋም በጣም በሚያምርና በሚያምር ልብስ ተቀበረች።

14 በሬሳዋም አጠገብ ሴም ልጆቹም ዔቦርና አቤሜሌክ፥ ከአናር፥ አሽኮል፥ መምሬ ጋር ነበሩ፤ የአገሩም ታላላቆች ሁሉ ቃሬዛዋን ተከተሉ።

15 የሣራም ዕድሜ መቶ ሀያ ሰባት ዓመት ሆነ፥ ሞተችም፤ አብርሃምም ታላቅና ከባድ ልቅሶን አደረገ፥ የልቅሶንም ሥርዓት ሰባት ቀን አደረገ።

16 የአገሩም ሰዎች ሁሉ ስለ ሣራ አብርሃምንና ልጁን ይስሐቅን አጽናኑ።

17 የልቅሶአቸውም ወራት ባለፈ ጊዜ አብርሃም ልጁን ይስሐቅን ሰደደው፥ የእግዚአብሔርንም መንገድና መመሪያውን ይማር ዘንድ ወደ ሴምና ዔቦር ቤት ሄደ፤ አብርሃምም በዚያ ሦስት ዓመት ተቀመጠ።

18፤ በዚያን፡ ጊዜ፡ አብርሃም፡ ከባሪያዎቹ፡ ኹሉ፡ ጋራ፡ ተነሥቶ፡ ኼዱ፥ ወደ፡ ቤታቸውም፡ ወደ፡ ቤርሳቤህ፡ ተመለሱ። አብርሃምና፡ ሎሌዎቹም፡ ኹሉ፡ በቤርሳቤህ፡ ቀሩ።

19 በዓመቱ አብዮት የፍልስጥኤማውያን ንጉሥ አቢሜሌክ በዚያው ዓመት ሞተ። በሞተ ጊዜ መቶ ዘጠና ሦስት ዓመት ሞላው; አብርሃምም ከሕዝቡ ጋር ወደ ፍልስጥኤማውያን ምድር ሄደ፥ ቤተ ሰዎቹንም ሁሉ ባሪያዎቹንም ሁሉ አጽናኑ፥ ተመልሶም ወደ ቤቱ ሄደ።

20፤ ከአቢሜሌክም፡ ሞተ፡ በኋላ፡ የጌራራ፡ ሰዎች፡ ልጁን፡ ቤንማሊኽን፡ ወሰዱት፥ የአሥራ፡ ኹለት፡ ዓመት፡ ልጅ፡ ነበረ፥ በአባቱም፡ ፋንታ፡ አጋሹት።

21 ስሙንም በአባቱ ስም አቢሜሌክ ብለው ጠሩት፤ በጌራራም ያደርጉ ዘንድ ልማዳቸው እንዲሁ ነበርና፤ አቤሜሌክም በአባቱ በአቤሜሌክ ነገሠ፥ በዙፋኑም ላይ ተቀመጠ።

22፤ በዚያም፡ ወራት፡ የካራን፡ ልጅ፡ ሎጥ፡ ይስሐቅ፡ በኖረ፡ በሠላሳ፡ ዘጠኝኛው፡ ዓመት፡ ሞተ፤ ሎጥም፡ የኖረበት፡ ዘመን፡ ኹሉ፡ መቶ፡ አርባ፡ ዓመት፡ ኾነው፡ ሞተም።

23፤ እነዚህም ከሴቶቹ ልጆቹ የተወለዱለት የሎጥ ልጆች ናቸው፤ የበኵር ልጅ ስም ሞዓብ፥ የሁለተኛይቱም ስም ቤናሚ ነበረ።

24 ሁለቱ የሎጥ ልጆችም ሄደው ከከነዓን ምድር ሚስቶችን አገቡ፥ ልጆችንም ወለዱአቸው፤ የሞዓብም ልጆች ኤድ፥ ማዮን፥ ጠርሴስ፥ ካንቪል፥ አራት ልጆች ነበሩ፤ እነዚህም የልጆች አባቶች ናቸው። ሞዓብ እስከ ዛሬ ድረስ።

25 የሎጥ ልጆችም ወገኖች ሁሉ ፍሬያማ ነበሩና እጅግም በዝተዋልና በሚታዩበት ሁሉ ይቀመጡ ዘንድ ሄዱ።

26 ሄደውም በተቀመጡበት ምድር ለራሳቸው ከተሞችን ሠሩ፥ የሠሩትንም ከተሞች በስማቸው ጠሩአቸው።

27፤ የአብርሃምም፡ ወንድም፡ የታራ፡ ልጅ፡ ናኮር፡ በዚያ፡ ወራት፡ ይሥሐቅ፡ በኖረ፡ በአርባኛው፡ ዓመት፡ ሞተ፤ የናኮርም፡ ዘመን፡ ኹሉ፡ መቶ፡ ሰባ፡ ሁለት፡ ዓመት፡ ኾነው፥ ሞተም፥ በካራንም ተቀበረ።

28 አብርሃምም ወንድሙ እንደ ሞተ በሰማ ጊዜ አዘነ፥ ስለ ወንድሙም ብዙ ቀን አለቀሰ።

29 አብርሃምም ባሪያውን ኤሊዔዘርን ጠራ፥ ስለ ቤቱም እንዲያዝዘው ጠራው፥ መጥቶም በፊቱ ቆመ።

30 አብርሃምም አለው። እነሆ አርጅቻለሁ የምሞትበትን ቀን አላውቅም። በዘመናት አርጅቻለሁና; አሁንም ተነሥተህ ውጣ፥ ከዚህ ስፍራና ከዚህች ምድር ከምንቀመጥባቸው ከከነዓናውያን ሴቶች ልጆች ለልጄ ሚስት አታግባ።

31 ነገር ግን ወደ አገሬና ወደ ተወለድኩበት ስፍራ ሂድ፥ ከዚያም ለልጄ ሚስትን ውሰድ፥ ከአባቴም ቤት ወስዶ ወደዚህ ስፍራ ያመጣኝን የሰማይና የምድር አምላክ እግዚአብሔር። ይህችን ምድር ለዘላለም ርስት አድርጌ እሰጣታለሁ፤ ከቤተሰቦቼና ከአባቴ ቤት ለልጄ ሚስትን ትወስድ ዘንድ መልአኩን በፊትህ ይሰድዳል፥ መንገድህም ያከናውናል።

32 ሎሌውም ለጌታው ለአብርሃም እንዲህ ብሎ መለሰለት። ሴቲቱ ግን ወደዚህ ምድር ልትከተለኝ ባትወድስ ልጅህን ወደ ተወለድክበት ምድር ልመልሰው?

33 አብርሃምም፡- ልጄን ወደዚህ እንዳትመልሰው ተጠንቀቅ፤ በፊቱ የሄድሁበት እግዚአብሔር መልአኩን በፊትህ ይልካል፥ መንገድህም ያቀናልሃልና።

34 አልዓዛርም አብርሃም እንዳዘዘው አደረገ፤ ስለዚህ ነገር ለጌታው ለአብርሃም ማለ። አልዓዛርም ተነሥቶ ከጌታው ግመሎች አሥር ግመሎች ከእርሱም ጋር አሥር ሰዎችን ከጌታው ባሪያዎች ወሰደ፤ ተነሥተውም ለይስሐቅ ሚስት ይሰጡ ዘንድ ወደ አብርሃምና ወደ ናኮር ከተማ ወደ ካራን ሄዱ። የአብርሃም

ልጅ; ሲሄዱም አብርሃም ወደ ሴምና ዔቦር ቤት ላከ፥ ከዚያም ልጁን ይስሐቅን አመጡ።
35 ይስሐቅም ወደ አባቱ ቤት ወደ ቤርሳቤህ መጣ፤ አልዓዛርና ሰዎቹም ወደ ካራን መጡ። በከተማይቱም ውስጥ በውኃው አጠገብ ቆሙ፥ ግመሎቹንም በውኃው አጠገብ አንበረከከላቸው፥ በዚያም ተቀመጡ።
36 የአብርሃምም ባሪያ ኤሊዔዘር ጸለየ። ለጌታዬ ልጅ ከቤተሰቦቹ ሚስትን ዛሬ ትሾምልኝ ዘንድ ዛሬ ቶሎ ላከኝ፥ ለጌታዬም ምሕረትን አድርግለት።
37፤ እግዚአብሔርም፡ ስለ ባሪያው፡ አብርሃም፡ የኤልዓዛርን፡ ቃል፡ ሰማ፤ የአብርሃምም፡ ወንድም፡ የናኮርን፡ ሚስት፡ የናኮርን፡ ሚስት፡ የነበረውን፡ የባቱኤልን፡ ልጅ፡ የባቱኤልን፡ ልጅ፡ ልጅ፡ ተገናኘ
። .
38፤ አልዓዛርም፡ የአብርሃም፡ ባሪያ፡ እንደ፡ ኾነ፡ የሚያስጨንቀውን፡ ኹሉ፡ ነገራቸው፥ በእርሱም፡ እጅግ ደስ አላቸው።
39 ሁሉም ይህን ነገር ያደረገውን እግዚአብሔርን ባረኩ የባቱኤልንም ልጅ ርብቃን ለይስሐቅ ሚስት ትሆነው ዘንድ ሰጡት።
40 ፤ ወጣቲቱም ቆንጆ ነበረች፥ ድንግልም ነበረች፥ ርብቃም በዚያ ወራት የአሥር ዓመት ልጅ ነበረች።
41 በዚያች ሌሊት ባቱኤልና ላባ ልጆቹም ግብዣ አደረጉ፤ አልዓዛርና ሰዎቹም መጥተው በሉ ጠጡም፥ በዚያም ሌሊት ደስ አላቸው።
42 ኤሊዔዘርም ከእርሱም ጋር የነበሩት ሰዎች በማለዳ ተነሣ፥ የባቱኤልንም ቤተ ሰዎች ሁሉ ጠርቶ። ወደ ጌታዬ እንድሄድ አሰናብተኝ፤ ተነሥተውም ርብቃን የዖዝን ልጅ ሞግዚቷን ዲቦራን አሰናበቷት፥ ብርና ወርቅም ወንዶች ባሪያዎችና ባሪያዎች ሰጡአት፥ ባረኳትም።
43 ኤሊዔዘርንም ከሰዎቹ ጋር አሰናበታቸው። ባሪያዎቹም ርብቃን ያዙት እርሱም ሄዶ ወደ ጌታው ወደ ከነዓን ምድር ተመለሰ።
44፤ ይስሐቅም ርብቃን አገባ፥ ሚስትም ሆነችለት፥ ወደ ድንኳኑም አገባት።
45 ይስሐቅም የአርባ ዓመት ጉልማሳ ነበረ፤ የአጎቱን የባቱኤልን ልጅ ርብቃን አገባ።

ምዕራፍ 25

1 በዚያን ጊዜም አብርሃም በእርጅናው ሁለተኛ ሚስት አገባ፤ ስምዋም ከከነዓን አገር የሆነች ኬጡራ የተባለች ሚስት አገባ።
2 እርስዋም ዘምራንን፥ ዮቅሳንን፥ ሜዳን፥ ምድያምን፥ ይሽባቅን፥ ስዋሕን ስድስት ልጆች ወለደችለት። የዘምራንም ልጆች አቢሄን፥ ሞሊክ፥ ናሪም ነበሩ።
3 የዮቅሳንም ልጆች ሳባ፥ ድዳን፥ የሜዳንም ልጆች አሚዳ፥ ኢዮአብ፥ ጎኪ፥ ኤሊሳ፥ ኖታክ ነበሩ። የምድያምም ልጆች ኤፋ፥ ዔፌር፥ ኬኖክ፥ አቢዳዕ፥ ኤልዳዓ ነበሩ።
4፤ የይሽባቅም፡ ልጆች፡ መኪሮ፥ ቢዮዳዕ፥ ታቶር፡ ነበሩ።
5 የሱዋኽም ልጆች ቢልዳድ፥ ማምዳድ፥ መናን፥ ሜባን ነበሩ። እነዚህ ሁሉ ከነዓናዊቱ ለዕብራዊው ለአብርሃም የወለደቻቸው የኬጡራ ልጆች ወገኖች ናቸው።
6 አብርሃምም እነዚህን ሁሉ ሰደዳቸው፥ ስጦታንም ሰጣቸው፥ ከልጁም ከይስሐቅ ዘንድ ወደሚያገኙበት ስፍራ ሄዱ።
7 እነዚህም ሁሉ ወደ ምሥራቅ ወደ ተራራው ሄዱ፥ እስከ ዛሬም ድረስ የተቀመጡባቸውን ስድስት ከተሞች ለራሳቸው ሠሩ።
8 የሳባና የድዳን ልጆች የዮቅሳን ልጆች ከልጆቻቸው ጋር ከወንድሞቻቸው ጋር በከተሞቻቸው አልተቀመጡም፥ ተጉዘውም እስከ ዛሬ ድረስ በየምድራቸውና በምድረ በዳ ሰፈሩ።
9 የአብርሃምም ልጅ የምድያም ልጆች ከኩሽ ምድር ወደ ምሥራቅ ሄዱ፥ በምሥራቅም አገር አንድ ትልቅ ሸለቆ አገኙ፥ በዚያም ቀሩ፥ ከተማንም ሠሩ፥ በእርስዋም ተቀመጡ፥ እርስዋም የምድያም ምድር እስከ ዛሬ ድረስ።
10 ምድያም እርሱና አምስት ልጆቹ የእሱም የሆነው ሁሉ በሠራት ከተማ ውስጥ ተቀመጡ።
11 የምድያምም ልጆች ስም በየከተሞቻቸው እንደየስማቸው ይህ ነው፤ ኤፋ፥ ዔፌር፥ ኻኖክ፥ አቢዳዕ፥ ኤልዳዓ።
12 የዔፋም ልጆች ሚታክ፥ ሚሻር፥ አዊ፥ ጻኑዋ ነበሩ፤ የዔፌርም ልጆች ኤፍሮን፥ ሱር፥ አሊሩን፥ መዲን፥ የቻኖክም ልጆች ራጉኤል፥ ረቄም፥ አዚ፥ አልዮሹብ፥ አላድ ነበሩ።
13 የአቢዳም ልጆች ኩር፥ ሜሉድ፥ ኬሩሪ፥ ሞልኪ ነበሩ። የኤልዳዓም ልጆች ማኪር፥ ሬባ፥ መልክያ፥ ጋቦል ነበሩ። በየወገኖቻቸው የምድያማውያን ስም ይህ ነው። ከዚያም በኋላ የምድያም ቤተሰቦች በምድያም ምድር ሁሉ ተስፋፉ።
14 የሣራ ባሪያ አጋር ለአብርሃም የወለደችለት የአብርሃም ልጅ የእስማኤል ትውልድ ይህ ነው።
15 እስማኤልም ከግብፅ ምድር አንዲት ሚስት አገባ፥ ስምዋም ሪባ ትባል ነበር፥ እርስዋም መሪባ ናት።
16፤ ሪባም፡ ለእስማኤል፡ ነባዮት፥ ቄዳር፥ አድቤኤል፥ ሚብሳም፥ እኅታቸውንም ቦስሞትን ወለደች።
17 እስማኤልም ሚስቱን ሪባን ጣላት፥ ከእርሱም ዘንድ ሄዳ ወደ ግብፅ ወደ አባቷ ቤት ተመለሰች፥ በእስማኤልና በአባቱም በአብርሃም ፊት እጅግ ክፉ ነበረችና በዚያ ተቀመጠች። .
18 እስማኤልም ከከነዓን ምድር ማልኩት የተባለች ሚስት አገባ፥ እርስዋም ኒሽማን፥ ዱማን፥ ማሳን፥ ቻዳድን፥ ቴማን፥ ኢጡርን፥ ናፊስን፥ ቅድማን ወለደችለት።
19፤ የእስማኤል፡ ልጆች፡ እነዚህ፡ ናቸው፥ ስሞቻቸውም፡ ይህ፡ ነው፥ በየሕዝባቸውም፡ ዐሥራ፡ ኹለት፡ አለቆች፡ ነበሩ። የእስማኤልም ወገኖች ተዘርግተው ተዘረጉ እስማኤልም ልጆቹንና ያተረፈውን ንብረት ሁሉ ከቤተሰቦቹም ነፍስና ያለውን ሁሉ ወሰደ፥ ወደሚፈልጉበትም ስፍራ ተቀመጡ።
20 ሄደውም በፋራን ምድረ በዳ አጠገብ ተቀመጡ፤ መኖሪያቸውም ከኤውላጥ ጀምሮ እስከ ሱር ድረስ በግብፅ ፊት እስካለችው ወደ አሦር ምስትሄድ ነበር።

21 እስማኤልና ልጆቹም በምድሪቱ ተቀመጡ፥ ልጆችም ወለዱላቸው፥ ብዙም በዙ፥ በዙም።
22 የእስማኤልም በኩር የነባዮት ልጆች ስም ይህ ነው። መጠግን, ላክ, ማዮን; የቄዳርም ልጆች አሎን፥ ቀዜም፥ ቻማድ፥ ኤሊ ነበሩ።
23 የአድቤኤልም ልጆች ካማድና ያቢን ነበሩ። የሚብሳምም ልጆች አብድዩ፥ አቤሜሌክ፥ የዑስ ነበሩ። የእስማኤል ሚስት የሪባ ልጆች ወገኖች እነዚህ ናቸው።
24፤ የእስማኤልም ልጅ የሚሽማ ልጆች ሻሙዓ፥ ዘካርዮን፥ ዖቤድ ነበሩ። የዱማም ልጆች ቄዜድ፥ ኤሊ፥ ማክማድ፥ አሜድ ነበሩ።
25 የማሳም ልጆች ሜሎን፥ ሙላ፥ ኤቢዳዶን ነበሩ። የካዳድም ልጆች አዙር፥ ሚንጽር፥ አቤሜሌክ ነበሩ። የቴማም ልጆች ሴይር፥ ሳዶን፥ ያኮል ነበሩ።
26 የየጡርም ልጆች መሪት፥ ያኢሽ፥ አልዮ፥ ፓኮት ነበሩ። የናፊስም ልጆች አቤድ-ታሜድ፥ አብያሳፍ፥ ሚር ነበሩ። እና የኬድማ ልጆች ካሊፕ, ታችቲ እና ኦሚር ነበሩ; የእስማኤል ሚስት የማልኩት ልጆች በየወገኖቻቸው እነዚህ ነበሩ።
27 እነዚህ ሁሉ እንደ ትውልዳቸው የእስማኤል ወገኖች ናቸው፥ ከተሞችንም በሠሩባት ምድር እስከ ዛሬ ድረስ ተቀመጡ።
28 የአብርሃምም ልጅ የይስሐቅ ሚስት የባቱኤል ልጅ ርብቃ በዚያ ወራት መካን ነበረች፥ ዘርም አልነበራትም። ይስሐቅም ከአባቱ ጋር በከነዓን ምድር ተቀመጠ። እግዚአብሔርም ከይስሐቅ ጋር ነበረ; በዚያም ወራት የኖኅ ልጅ የሴም ልጅ አርፋክስድ ሞተ ይስሐቅም በኖረ በአርባ ስምንተኛው ዓመት አርፋክስድ የኖረበት ዘመን ሁሉ አራት መቶ ሠላሳ ስምንት ዓመት ሆነ ሞተም።

ምዕራፍ 26

1 የአብርሃምም ልጅ ይስሐቅ በኖረ በአምሳ ዘጠነኛው ዓመት ሚስቱ ርብቃ በዚያ ወራት መካን ነበረች።
2 ርብቃም ይስሐቅን፡- ጌታዬ ሆይ፥ እናትህ ሣራ በዘመናትዋ መካን እንደ ነበረች በእውነት ሰምቻለሁ፤ ጌታዬ አብርሃም አባትህ ጸልዮለት ከእርሱም እስክትጸንስ ድረስ ሰምቻለሁ።
3 አሁንም ተነሥተህ ወደ እግዚአብሔር ጸልይ፥ ጸሎትህንም ይሰማል፥ በምሕረቱም ያስበናል።
4 ይስሐቅም ለሚስቱ ለርብቃ እንዲህ ሲል መለሰ፡ — አብርሃም ዘሩን ያበዛ ዘንድ ወደ እግዚአብሔር አስቀድሞ ስለ እኔ ጸለየ፤ እንግዲህ ይህ መካን ከአንቺ ዘንድ ይደርሳል።
5 ርብቃም እንዲህ አለችው፡ — አሁንም አንተ ደግሞ ተነሣና እግዚአብሔር ጸሎትህን ሰምቶ ልጆችን እንዲሰጠኝ ጸልይ፤ ይስሐቅም የሚስቱን ቃል ሰማ፥ ይስሐቅም ሚስቱም ተነሥተው ወደ ምድር ሄዱ። ሞሪያም በዚያ እንዲጸልይ እና እግዚአብሔርን ለመፈለግ፥ ወደዚያም ስፍራ በደረሱ ጊዜ ይስሐቅ ተነሥቶ ስለ ሚስቱ መካን ነበረችና ወደ እግዚአብሔር ጸለየ።
6፤ ይስሐቅም፡ — ቸርነቱና ምሕረትህ ምድርን የሞላህ የሰማይና የምድር አምላክ አቤቱ፥ አባቴን ከአባቱ ቤትና ከትውልድ ስፍራው ወስደህ ወደዚች ምድር ያመጣህህ፥ አንተም ያልከው። ምድርን ለዘርህ እሰጣለሁ፣ አንተም ቃል ገብተህለት፣ ገለጽከውም፣ ዘርህን እንደ ሰማይ ከዋክብትና እንደ ባሕር አሸዋ አበዛለሁ፣ አሁን የተናገርከው ቃልህ ይረጋገጥ። ለአባቴ።
7 አንተ እግዚአብሔር አምላካችን ነህና፥ ቃል እንደ ሰጠኸን የሰው ዘር ትሰጠን ዘንድ ዓይኖቻችን ወደ አንተ ናቸው፤ አንተ እግዚአብሔር አምላካችን ነህና ዓይኖቻችንም ወደ አንተ ብቻ ናቸውና።
8፤ እግዚአብሔርም፡ የአብርሃምን፡ ልጅ፡ የይስሐቅን፡ ጸሎት፡ ሰማ፥ እግዚአብሔርም፡ ጸለየለት፥ ሚስቱም፡ ርብቃ፡ ጸነሰች።
9 በሰባት ወርም ጊዜ ልጆቹ በውስጥዋ ሲጣሉ እጅግ አዘነች፥ በምድርም ላሉት ሴቶች ሁሉ፡ — እንደዚህ ያለ ነገር ደርሶባችሁ ይሆንን አለቻቸው። ለኔ ነው ያለው?አይደለም አሏት።
10 እርስዋም፡- በምድር ላይ ካሉት ሴቶች ሁሉ በዚህ ለምን ብቻዬን ነኝ? እናም በዚህ ምክንያት ጌታን ለመፈለግ ወደ ሞሪያ ምድር ሄደች፤ በዚህ ነገር ትጠይቃቸው ዘንድ ወደ ሴምና ወደ ልጁም ወደ ዔቦር ሄደች ስለዚህም ነገር ስለ እርስዋ እግዚአብሔርን ይፈልጉ ዘንድ።
፲፩ እናም ደግሞ አብርሃምን እንድትፈልግ እና ስላጋጠማት ሁሉ ጌታን እንዲጠይቅ ጠየቀችው።
12 ሁሉም ስለዚህ ነገር እግዚአብሔርን ጠየቁ፥ ከእግዚአብሔርም ዘንድ ቃሏን አምጥተው፡ — ሁለት ልጆች በማኅፀንሽ አሉ፥ ከእነርሱም ሁለት አሕዛብ ይነሣሉ፡ ብለው ነገሯት። አንዱም ሕዝብ ከሌላው ይበረታል ትልቁም ለታናሹ ይገዛል።
13 የመውለጃዋ ወራትም በተፈጸመ ጊዜ ተንበርክካ፥ እነሆ፥ እግዚአብሔር እንደ ተናገራት መንትዮች በማኅፀንዋ ነበሩ።
14፤ ፊተኛውም፡ በኹሉ፡ ላይ፡ ጠጕር፡ መጐናጸፊያ፡ ይመስል፡ ቀይ፡ ወጣ፤ የአገሩም፡ ሰዎች፡ ኹሉ፡ — ይህ ከማኅፀን ጀምሮ፡ ተፈጽሞ፡ ሆነ፡ ብለው፡ ስሙን ኤሳው፡ ብለው ጠሩት።
15፤ ከዚያም፡ በኋላ፡ ወንድሙ፡ መጣ፥ እጁም፡ የዔሳውን፡ ተረከዝ፡ ያያዘ፥ ስለዚህ፡ ስሙን ፡ ያዕቆብ፡ ብሎ፡ ጠራው።
16 የአብርሃምም ልጅ ይስሐቅ በወለዳቸው ጊዜ የስድሳ ዓመት ሰው ነበረ።
17 ልጆቹም እስከ አሥራ አምስተኛው ዓመታቸው ድረስ አደጉ፥ ወደ ሰውም ማኅበር መጡ። ኤሳው ጠቢብና ተንኰለኛ ሰው በሜዳም ጠቢብ አዳኝ ነበረ፤ ያዕቆብም ፍጹምና ጠቢብ ሰው ነበር በድንኳን የሚቀመጥ በጎችንም የሚጠብቅ የእግዚአብሔርንም ትእዛዝ የአባቱንና የእናቱንም ትእዛዝ የሚማር ነበረ።
18 ይስሐቅም የቤቱም ልጆች እግዚአብሔር እንዳዘዛቸው ከአባቱ ከአብርሃም ጋር በከነዓን ምድር ተቀመጡ።

19 የአብርሃምም ልጅ እስማኤል ከልጆቹና ከነሱ ጋር ሄደ፥ ወደዚያም ወደ ኤዊላ ምድር ተመለሱ፥ በዚያም ተቀመጡ።

20 የአብርሃምም ቁባቶች ልጆች ሁሉ ወደ ምሥራቅ ምድር ሄዱ፤ አብርሃም ከልጁ አሰናብቷቸው ነበርና፥ ስጦታንም ሰጥቷቸው ሄዱ።

21 አብርሃምም ያለውን ሁሉ ለልጁ ለይስሐቅ ሰጠው፥ መዝገብ ቤቱንም ሁሉ ሰጠው።

22፤ ርሱም፡- እግዚአብሔር፡ በሰማይና፡ በምድር፡ ላይ፡ አምላክ፡ እንደ፡ ኾነ፥ ከእርሱም፡ በቀር፡ ሌላ፡ ሌላ፡ እንደ፡ ኾነ፡ አላወቅኸምን፤ አታውቅምን፤ አለ።

23 እርሱም ከአባቴ ቤትና ከተወለድኩበት ስፍራ ወሰደኝ፥ በምድርም ላይ ያለውን ደስታ ሁሉ የሰጠኝ እርሱ ነው። በእርሱ ታምኛለሁና ከኃጥኣን ምክር አዳነኝ።

24 ወደዚህም ስፍራ አመጣኝ፥ ከዑር ካዲምም አዳነኝ። ለዘርህ እነዚህን አገሮች ሁሉ እሰጣለሁ፥ ያዘዝሁህም ትእዛዜን፣ ሥርዓቴንና ፍርዴን ሲጠብቁ ይወርሳሉ።

25 አሁንም ልጄ ሆይ፥ ቃሌን አድምጥ፥ ያዘዝሁህንም የእግዚአብሔርን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ጠብቅ መልካም ይሆን ዘንድ ከቀኝ መንገድ ወደ ቀኝም ወደ ግራም አትበል። አንተ ከአንተም በኋላ ልጆችህ ለዘላለም።

፳፮ እናም የእግዚአብሔርን ተአምራት እና ቸርነቱን አስታውስ፣ ከጠላቶቻችን እጅ በማዳነን፣ እናም አምላካችን እግዚአብሔር በእጃችን እንዲወድቁ አድርጓል። አሁንም ያዘዝሁህን ሁሉ ጠብቅ፥ ከአምላክህም ትእዛዝ አትራቅ፥ ለአንተም ከአንተም በኋላ ለዘርህ መልካም ይሆን ዘንድ ከእርሱ በቀር ማንንም አታምልክ።

27 ልጆችህንና ዘርህን የእግዚአብሔርን ሥርዓትና ትእዛዛቱን አስተምራቸው፥ ለዘላለምም መልካም ይሆንላቸው ዘንድ የሚሄዱበትን ቅን መንገድ አስተምራቸው።

28 ይስሐቅም ለአባቱ መለሰ እንዲህም አለው፡ — ጌታዬ ያዘዘውን አደርገዋለሁ፥ ከአምላኬም ከእግዚአብሔር ትእዛዝ አልራቅም፤ ያዘዘኝን ሁሉ እጠብቃለሁ። አብርሃምም ልጁን ይስሐቅን ልጆቹንም ባረከ። አብርሃምም የእግዚአብሔርን ምክርና መንገዱን ለያዕቆብ አስተማረው።

29 በዚያም ጊዜ አብርሃም ሞተ የይስሐቅም ልጆች ያዕቆብና ዔሳው በኖሩ በአሥራ አምስተኛው ዓመት አብርሃምም የኖረበት ዘመን ሁሉ መቶ ሰባ አምስት ዓመት ሆነ፤ ሞተም፥ ወደ እርሱም ተሰበሰበ። ሕዝቡም በመልካም ሽምግልና አርጅተው ዕድሜ ጠግበው ይስሐቅም ልጆቹ እስማኤልም ቀበሩት።

30 የከነዓንም ሰዎች አብርሃም እንደ ሞተ በሰሙ ጊዜ አብርሃምን ለመቅበር ሁሉም ከነገሥታቶቻቸውና ከመኳንንቶቻቸው ጋር አብረው መጡ።

31፤ በካራንም ምድር የሚኖሩ ሁሉ፥ የአብርሃምም ቤት ወገኖች ሁሉ፥ መኳንንቱም፥ መኳንንቱም፥ የአብርሃምም ልጆች በቁባቶቹ ሁሉ፥ የአብርሃምን መሞት በሰሙ ጊዜ መጡ፥ የአብርሃምንም ብድራት መለሱለት። ቸርነትንም አደረገ፥ ልጁንም ይስሐቅን አጽናኑት፥ አብርሃምንም ከኬጢያዊው ከኤፍሮንና ከልጆቹ በገዛው ዋሻ ውስጥ ለመቃብር ስፍራ ቀበሩት።

32 በከነዓንም የሚኖሩ ሁሉ አብርሃምንም የሚያውቁ ሁሉ ለአብርሃም አንድ ዓመት ሙሉ አለቀሱለት፥ ወንዶችም ሴቶችም አለቀሱለት።

33 ሕፃናትም ሁሉ፣ በምድርም የሚኖሩ ሁሉ ስለ አብርሃም አለቀሱ፤ አብርሃም ለሁሉም ቸር ሆኖ ነበርና፣ በእግዚአብሔርና በሰውም ፊት ቅን ስለ ነበረ።

34 እንደ አብርሃምም እግዚአብሔርን የሚፈራ ማንም አልተነሣም፤ ከሕፃንነቱ ጀምሮ አምላኩን ይፈራ ነበርና እግዚአብሔርንም ስላገለገለ በመንገዱም ሁሉ ከሕፃንነቱ ጀምሮ እስከ ዕለተ ሞቱ ድረስ ሄዶ ነበርና። .

35፤ እግዚአብሔርም፡ ከርሱ፡ ጋራ፡ ነበረ፥ ከናምሩድና፡ ሕዝቡ፡ ምክር፡ አዳነው፥ ከኤላምም፡ አራቱን፡ ነገሥታት፡ ጋራ፡ በተዋጋ፡ ጊዜ፡ መታቸው።

36 የምድርንም ልጆች ሁሉ ለእግዚአብሔር አገልግሎት አቀረበ፥ የእግዚአብሔርንም መንገድ አስተማራቸው፥ እግዚአብሔርንም እንዲያውቁ አደረጋቸው።

፴፯ እናም የማምለኪያ ዐፀድ ሠራ እናም በውስጡም ወይን ተከለ፣ እናም በድንኳኑ ውስጥ ሁል ጊዜ በቤቱ ውስጥ እራሳቸውን እንዲጠግቡ በምድሪቱ ላይ ለሚለፉት መብልንና መጠጥን ያዘጋጅ ነበር።

38 እግዚአብሔር አምላክም ስለ አብርሃም ምድርን ሁሉ አዳነ።

39 አብርሃምም ከሞተ በኋላ እግዚአብሔር ልጁን ይስሐቅንና ልጆቹን ባረከ፤ እግዚአብሔርም ከአባቱ ከአብርሃም ጋር እንደ ነበረ ከይስሐቅ ጋር ነበረ፤ ይስሐቅም አባቱ አብርሃም እንዳዘዘው የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ሁሉ ጠብቋልና። ;አባቱ ካዘዘው ወደ ቀኝም ወደ ግራም አልተመለሰም።

ምዕራፍ 27

1 በዚያን ጊዜም ዔሳው አብርሃም ከሞተ በኋላ ለማደን ብዙ ጊዜ ወደ ሜዳ ይሄድ ነበር።

2 የባቢሎንም ንጉሥ ናምሩድ፣ እርሱም አምራፌል ነበር፣ ደግሞም ብዙ ጊዜ ከኃያላኑ ጋር በሜዳው ለማደን፣ እና በቀኑ ቀዝቃዛ ጊዜ ከሰዎቹ ጋር ይመላለስ ነበር።

3 ናምሩድም ዔሳውን ሁልጊዜ ይመለከት ነበር፤ በናምሩድ ልብ ውስጥ ሁልጊዜ በዔሳው ላይ ቅንዓት ነበረበትና።

4፤ አንድ
ቀንም፡ ዔሳው፡ ለማደን፡ ወደ፡ ሜዳ፡ ኼደ፥ ናምሩድ፡ ከሁለቱ፡ ሰዎቹ፡ ጋራ፡ በምድረ፡ በዳ፡ ሲመላለስ፡ አገኘው።

5 ኃያላኑ ሁሉና ሕዝቡም ከእርሱ ጋር በምድረ በዳ ነበሩ፥ ከእርሱም ዘንድ ርቀው ሄዱ፥ ለማደንም ከእርሱ ዘንድ ሄዱ፤ ዔሳውም ለናምሩድ ራሱን ሸሸገ፥ በእርሱም ምድረ በዳ ተሸሸገ። ምድረ በዳ።

፮ እናም ናምሩድና አብረውት የነበሩት ሰዎች አላወቁትም ነበር፣ እና ናምሩድ እና ሰዎቹ ቀኑ በመሸ ጊዜ፣ እና ሰዎቹ በእርሻ ውስጥ

እያደኑ ያሉበትን ለማወቅ በሜዳ ላይ ብዙ ጊዜ ይመላለሱ ነበር።

7 ናምሩድና ከእርሱም ጋር የነበሩት ሁለት ሰዎች ወደ ነበሩበት መጡ፤ ዔሳውም በድንገት ከተደበቀበት ስፍራ ወጣ፥ ሰይፉንም መዘዘ፥ ወደ ናምሩድም ሮጦ ራሱን ቈረጠ።

8 ዔሳውም ከናምሩድ ጋር ከነበሩት ሁለቱን ሰዎች ጋር ክፉኛ ተዋጋ፤ በጠሩትም ጊዜ ዔሳው ወደ እነርሱ ዘወር ብሎ በሰይፍ ገደላቸው።

9 ወደ ምድረ በዳም ይሄድ ዘንድ ትተውት የሄዱት የናምሩድ ኃያላን ሁሉ በሩቅ ሆነው ጩኸቱን ሰሙ፥ የእነዚያንም የሁለቱን ሰዎች ድምፅ አወቁ፥ መንስኤውንም ለማወቅ ሮጡ፥ ቤታቸውንም ባገኙ ጊዜ። ንጉሡና ከእርሱ ጋር የነበሩት ሁለት ሰዎች በምድረ በዳ ሙታን ተኝተው ነበር።

10 ዔሳውም የናምሩድ ኃያላን በሩቅ ሲመጡ ባየ ጊዜ ሸሸ፥ በዚያም አመለጠ። ዔሳውም የናምሩድ አባት ለናምሩድ የሰጠውን የናምሩድን የከበረ ልብስ ወሰደ ናምሩድም በምድሪቱ ሁሉ ላይ ድል ነሥቶ ሮጦ በቤቱ ሸሸገው።

11 ኤሳውም ያንን ልብስ ወስዶ ስለ ናምሩድ ሰዎች ወደ ከተማይቱ ሮጠ፥ ደክሞም ከጦርነት ደክሞ ወደ አባቱ ቤት መጣ፥ ወንድሙም ያዕቆብን ቀርቦ በፊቱ በተቀመጠበት ጊዜ በኀዘን ሊሞት አሰበ።

12 እና ወንድሙ ያዕቆብን እንዲህ አለው፡ — እነሆ ዛሬ እሞታለሁ፣ እናም ብኩርናውን ለምን እፈልጋለሁ? ያዕቆብም በዚህ ነገር ከዔሳው ጋር አስተዋይ አደረገው፤ ዔሳውም ብኵርናውን ለያዕቆብ ሸጠ፤ ከእግዚአብሔርም ዘንድ ሆኖአልና።

13 አብርሃምም ከኬጢ ልጆች ለመቃብር ቦታ በገዛው በማክፌላ በዋሻ ውስጥ ያለው የዔሳው እድል ፈንታ፣ ዔሳው ደግሞ ለያዕቆብ ሸጠ፤ ያዕቆብም ይህን ሁሉ በዋጋ ከወንድሙ ከዔሳው ገዛው።

14፤ ያዕቆብም፡ ይህን፡ ኹሉ፡ በመጽሐፍ፡ ጻፈ፥ ይህንም፡ ከምሥክሮች፡ መሰከረ፥ አተመውም፡ መጽሐፉም፡ በያዕቆብ፡ እጅ፡ አለ።

15 የኩሽም ልጅ ናምሩድ በሞተ ጊዜ ሰዎቹ አንሥተው በድንጋጤ አምጥተው በከተማው ቀበሩት፤ ናምሩድም የኖረበት ዕድሜ ሁሉ ሁለት መቶ አሥራ አምስት ዓመት ሆነ ሞተም።

16 ናምሩድም በምድር ሕዝብ ላይ የነገሠበት ዘመን መቶ ሰማንያ አምስት ዓመት ሆነ። ናምሩድም በዔሳው ሰይፍ ተሸንፎ ሞተ፤ የአብርሃምም ዘር በሕልሙ እንዳየ ገደለው።

17 ናምሩድም ሲሞት መንግሥቱ በብዙ ክፍል ተከፋፈለ፤ ናምሩድ የነገሠባቸውም ክፍሎች ሁሉ ለምድሪቱ ነገሥታት ተመለሱ፤ እነርሱም ከናምሩድ ሞት በኋላ ያገኟቸው ሰዎችና የቤተ መንግሥት ሰዎች ሁሉ ናምሩድ ለሌሎቹ የምድሪቱ ነገሥታት ሁሉ ለረጅም ጊዜ በባርነት ይገዛ ነበር።

ምዕራፍ 28

1 በዚያም ወራት፣ አብርሃም ከሞተ በኋላ፣ በዚያ ዓመት እግዚአብሔር በምድር ላይ ጽኑ ረሃብን አመጣ፤ በከነዓንም ምድር ራብ ጸንቶ ሳለ ይስሐቅ በራብ ምክንያት ወደ ግብፅ ሊወርድ ተነሣ። አባቱ አብርሃም እንዳደረገው።

2፤ እግዚአብሔርም፡ በዚያ፡ ሌሊት፡ ለይስሐቅ፡ ተገለጠለት፥ ርሱም፦ ወደ፡ ግብጽ፡ አትውረድ፥ ነገር፡ ግን፥ ተነሥተኽ፡ ወደ፡ ጌራራ፡ ወደ ፍልስጥኤማውያን፡ ንጉሥ፡ አቢሜሌክ፡ ኺድ፥ ራቡም፡ እስኪጠፋ፡ ድረስ፡ ተቀመጥ፡ አለው።

3፤ ይስሐቅም ተነሥቶ እግዚአብሔር እንዳዘዘው ወደ ጌራራ ሄደ፤ በዚያም አንድ ዓመት ሙሉ ተቀመጠ።

4 ይስሐቅም ወደ ጌራራ በመጣ ጊዜ የአገሩ ሰዎች ሚስቱ ርብቃ የተዋበች መሆኗን አዩ፤ የጌራራም ሰዎች ይስሐቅን ስለ ሚስቱ ጠየቁት እርሱም፡ — እህቴ ናት፥ ሊናገር ፈርቶ ነበርና አለ። የምድር ሰዎች በእርሷ ምክንያት እንዳይገድሉት ሚስቱ ነበረች።

5 የአቤሜሌክም አለቆች ሄደው ሴቲቱን ወደ ንጉሡ አመሰገኗቸው፤ እርሱ ግን አልመለሰላቸውም፥ ቃላቸውንም አልሰማም።

6 ነገር ግን ይስሐቅ እኅቱ እንደሆነች እንደ ነገራት ሲናገሩ ሰማ፤ ስለዚህ ንጉሡ ይህን ነገር በልቡ አሰበ።

7፤ ይስሐቅም በምድር ላይ ሦስት ወር በተቀመጠ ጊዜ አቢሜሌክ በመስኮት ተመለከተ፥ እነሆም ይስሐቅ ከሚስቱ ርብቃ ጋር ሲጫወት አየ፤ ይስሐቅም በውጭው በንጉሡ ቤት ተቀምጦ ነበርና፥ የንጉሡም ቤት ተቀመጠ። ይስሐቅ በንጉሥ ቤት ፊት ለፊት ነበር።

8 ንጉሡም ይስሐቅን። ከሰዎቹም ታላላቅ ሰዎች አንዱ እንዴት በቀላሉ ከእርስዋ ጋር ሊተኛ ቻለ፥ አንተም በኛ ላይ ኃጢአትን ታመጣብን ነበር።

9 ይስሐቅም አቢሜሌክን፦ በሚስቴ ምክንያት እንዳልሞት ፈርቼ ነበርና፡ — እህቴ ናት አልሁ።

10 በዚያን ጊዜ አቢሜሌክ አለቆቹንና ታላላቆቹን ሁሉ አዘዛቸው፤ ይስሐቅም ሚስቱን ርብቃን ወስደው በንጉሡ ፊት አቀረቧቸው።

11 ንጉሡም የመኳንንት ልብስ እንዲያለብሱአቸው፥ በከተማይቱም አውራ ጎዳናዎች እንዲያሳልፉአቸው አዘዘ፥ በፊታቸውም በምድር ሁሉ። ይህን ሰው ወይም ሚስቱን የሚነካ ፈጽሞ ይሞታል። ይስሐቅም ከሚስቱ ጋር ወደ ንጉሡ ቤት ተመለሰ፤ እግዚአብሔርም ከይስሐቅ ጋር ነበረ፥ እየበረታም ሄደ፥ ምንምም አላጣም።

12፤ እግዚአብሔርም፡ በአቤሜሌክ፡ ፊትና፡ በተገዙት፡ ኹሉ፡ ፊት፡ ለይስሐቅ፡ ሞገስን፡ አደረገው፤ አቤሜሌክም፡ ለይስሐቅ፡ መልካም፡ ሠራለት፤ አቤሜሌክም፡ በአባቱና፡ በአብርሃም፡ መካከል የነበረውን፡ መሐላና፡ ቃል፡ ኪዳን፡ አሰበ።

13 አቢሜሌክም ይስሐቅን። ወደ ምድርህ እስክትመለስ ድረስ በፊትህ ደስ ባለህበት ቦታ ተቀመጥ። አቢሜሌክም የረሃቡ ዘመን እስኪያልፍ ድረስ እንዲዘራና እንዲያጭድ የምድርንም ፍሬ እንዲበላ ለይስሐቅ

እርሻንና ወይንን እንዲሁም የጌራራን ምድር ምርጡን ሰጠው።
14፤ ይስሐቅም በዚያች ምድር ዘራ፥ በዚያም ዓመት መቶ እጥፍ ተቀበለ፤ እግዚአብሔርም ባረከው።
15 ሰውዮውም ታላቅ ሆነ፥ በጎችና የላሞች ብዙ ባሪያዎችም ያዘ።
16 የራብም ወራት ባለፈ ጊዜ እግዚአብሔር ለይስሐቅ ተገለጠለት፥ እንዲህም አለው፡ — ተነሥተህ ከዚህ ስፍራ ውጣና ወደ ምድርህ ወደ ከነዓን ምድር ተመለስ። ይስሐቅም ተነሥቶ በከነዓን ምድር ወዳለች ወደ ኬብሮን ተመለሱ፥ እርሱና የእርሱም የሆነው እግዚአብሔር (ያህዌ)እንዳዘዘው።
17፤ ከዚህም፡ በኋላ፡ በአርፋክስድ፡ የነበረው፡ ልጅ፡ ሴሎኽ፡ ሞተ፤ ርሱም፡ የያዕቆብና፡ ዔሳው፡ በሕይወት፡ በአሥራ፡ ስምንተኛው፡ ዓመት፡ ነበረ። ሴሎም የኖረበት ዘመን ሁሉ አራት መቶ ሠላሳ ሦስት ዓመት ሆነ ሞተም።
18 በዚያን ጊዜ ይስሐቅ ታናሹን ያዕቆብን ወደ ሴምና ወደ ዔቦር ቤት ላከው የእግዚአብሔርንም ምክር ተማረ ያዕቆብም በሴምና በዔቦር ቤት ሠላሳ ሁለት ዓመት ተቀመጠ ወንድሙም ዔሳው አልሄደም። ሊሄድ አልወደደምና በአባቱ ቤት በከነዓን ምድር ተቀመጠ።
19 ዔሳውም የሚያገኘውን ወደ ቤቱ ያመጣ ዘንድ ሁልጊዜ በየሜዳው ያደን ነበር፤ ዔሳውም ሁልጊዜ ያደርግ ነበር።
20 ዔሳውም ተንኰለኛና ተንኰለኛ ሰው ነበረ፤ የሰውን ልብ እያደነ የሚመረምርም ሰው ነበረ። ወደ ሴይርም ምድር ደረሰ እርሱም ኤዶም ነው።
21 በሴይርም ምድር አንድ ዓመት ከአራት ወር እያደነ በሜዳ ተቀመጠ።
22 ዔሳውም በሴይር ምድር የከነዓን ሰው ሴት ልጅ አየ፤ ስምዋም ከከነዓን ልጅ ከሔት ወገን የሆነች የኤፌር ልጅ የብኤሪ ልጅ ዩዲት ትባል ነበር።
23 ኤሳውም አገባት፥ ወደ እርስዋም መጣ። ዔሳውም ባገባት ጊዜ የአርባ ዓመት ጉልማሳ ነበረ፥ ወደ አባቱም መኖሪያ ምድር ወደ ኬብሮን አገባት፥ በዚያም ተቀመጠ።
24፤ በዚያም፡ ወራት፡ ይሥሐቅ፡ በሕይወቱ፡ በመቶ፡ አሥረኛው፡ ዓመት፡ ያዕቆብ፡ በሕይወቱ፡ በአምሳኛው፡ ዓመት፡ በዚያች፡ ዓመት፡ የኖኅ፡ ልጅ፡ ሴም፡ ሞተ። ሴም ሲሞት የስድስት መቶ ዓመት ሰው ነበረ።
25 ሴምም በሞተ ጊዜ ያዕቆብ በከነዓን ምድር ወዳለች ወደ ኬብሮን ወደ አባቱ ተመለሰ።
26 ያዕቆብም በኖረ በአምሳ ስድስተኛው ዓመት ሰዎች ከካራን መጡ፤ ርብቃም ስለ ባቱኤል ልጅ ስለ ወንድሟ ስለ ላባ ተነገራት።
27 በዚያም ወራት የላባ ሚስት መካን ነበረች፥ ልጅም አልወለደችም፥ ባሪያዎቹም ሁሉ ምንም አልወለዱለትም።
28፤ እግዚአብሔርም፡ የላባንን፡ ሚስት፡ አዲናን፡ አሰበ፥ ፀነሰችም፥ መንታም ሴቶች ልጆችን ወለደች፥ ላባም የሴቶች ልጆቹን ስም፥ የታላቂቱን ስም ልያ፥ የታላቂቱንም ስም ራሔል ብሎ ጠራው።
29 እነዚያም ሰዎች መጡ ይህንም ነገር ለርብቃ ነገሯት፤ ርብቃም እግዚአብሔር ወንድሟን ስለ ጐበኘና ስለ ወለደው እጅግ ደስ አለች።

ምዕራፍ 29

1 የአብርሃምም ልጅ ይስሐቅ ሸመገለ በዕድሜም ገፋ፥ ዓይኖቹም ከሽምግልና የተነሣ ከዱ። ደብዛዛ ነበሩ እና ማየት አልቻሉም።
2 በዚያን ጊዜ ይስሐቅ ልጁን ዔሳውን ጠርቶ፡ — የጦር መሣሪያህንና ቀስትህን፥ ተነሥተህ ወደ ሜዳ ውጣ፥ አዳኝም ውሰድልኝ፥ ጣፋጭም ሥጋ አዘጋጅልኝ፥ አምጣልኝም አለው። ፥ ከመሞቴ በፊት እንድባርክህ፥ አሁን እንደ ሸመግልሁ፥ እበላ ዘንድ።
3 ኤሳውም እንዲሁ አደረገ። ትጥቁንም አንሥቶ እንደ ልማዱ አደን ለማደን ወደ ሜዳ ወጣ፥ እንዳዘዘውም ወደ አባቱ ያመጣ ዘንድ፥ ይባርከውም።
4 ርብቃም ይስሐቅ ለዔሳው የተናገረውን ቃል ሁሉ ሰማች፤ ፈጥናም ልጁን ያዕቆብን ጠርታ፡ — አባትህ ወንድምህን ለዔሳው እንዲህ ብሎ ተናገረ፥ እኔም እንዲሁ ሰማሁ፤ አሁንም ፍጠን፥ ያደረግሁትንም አድርግ ብላ ተናገረች። ይነግርሃል።
5 ተነሥተህ ወደ መንጋው ሂድ፥ ሁለትም የፍየል ፍየሎች አምጣልኝ፥ ለአባትህም ጣፋጭ መብል አቀርባለሁ፥ የሚበላውንም ጣፋጭ ሥጋ በወንድምህ ፊት አምጣ። አባትህ ይባርክህ ዘንድ ከማሳደድና።
6 ያዕቆብም ፈጥኖ እናቱ እንዳዘዘችው አደረገ፤ ዔሳውም አሳድዶ ሳይመጣ በፊት የጣፋውን መብል አዘጋጅቶ ለአባቱ አቀረበ።
7 ይስሐቅም ያዕቆብን። ልጄ ሆይ፥ አንተ ማን ነህ?የበኵር ልጅህ ዔሳው ነኝ፥ እንዳዘዝከኝ አደረግሁ፤ አሁንም ተነሣ፥ እንደ ተናገርኸኝም ነፍስህ ትባርከኝ ዘንድ እባክህ፥ ከአደንህ ብላ አለው።
8 ይስሐቅም ተነሥቶ በላ ጠጣም ልቡም ተጽናና ያዕቆብንም ባረከ ያዕቆብም ከአባቱ ዘንድ ሄደ። ይስሐቅም ያዕቆብን ባርኮ ከእርሱ ዘንድ በሄደ ጊዜ፥ እነሆ፥ ዔሳው ከአደኑ ዕርሻ መጣ፥ ጣፋጭም ሥጋ አዘጋጅቶ ከእርሱ ይበላ ዘንድ ለአባቱም አቀረበ።
9 ይስሐቅም ዔሳውን፡ — አንተ ከመምጣትህ በፊት አደን ወስዶ ያመጣልኝ፥ የባረኩትስ ማን ነው? ዔሳውም ወንድሙ ያዕቆብ ይህን እንዳደረገ አወቀ፤ እንዲህም ስላደረገበት በወንድሙ በያዕቆብ ላይ ተቈጣ።
10 ኤሳውም “ያዕቆብ ተብሎ የተጠራ አይደለምን? ሁለት ጊዜ ተክቶኛልና፥ ብኩርናዬን ወሰደ አሁንም በረከቴን ወሰደብኝ። ዔሳውም እጅግ አለቀሰ። ይስሐቅም የልጁን የዔሳውን ድምፅ ሲያለቅስ በሰማ ጊዜ ይስሐቅ ዔሳውን። ዔሳውም አባቱ ስለ ሰጠው በረከት ወንድሙን ያዕቆብን ጠላው፥ ቍጣውም በእርሱ ላይ እጅግ ነደደ።
11 ያዕቆብም ወንድሙን ዔሳውን እጅግ ፈራ፤ ተነሥቶም ወደ ሴም ልጅ ወደ ዔቦር ቤት ሸሸ፥ ስለ ወንድሙም በዚያ ተሸሸገ፤ ያዕቆብም በሄደ ጊዜ የስድሳ ሦስት ዓመት ጉልማሳ ነበረ። ከከነዓን ምድር ከኬብሮን ወጣ፤

ያዕቆብም በወንድሙ በዔሳው ምክንያት በዔቦር ቤት አሥራ አራት ዓመት ተሸሸገ፤ በዚያም የእግዚአብሔርን መንገድና ትእዛዛቱን ተማረ።

12 ኤሳውም ያዕቆብ እንደ ሸሸ ከእርሱም እንደ ሸሸ፥ ያዕቆብም በብልሃት በረከቱን እንደ ተቀበለ ባየ ጊዜ ዔሳው እጅግ አዘነ፥ በአባቱና በእናቱም ተቈጣ። ደግሞም ተነሥቶ ሚስቱን አግብቶ ከአባቱና ከእናቱ ዘንድ ወደ ሴይር ምድር ሄደ በዚያም ተቀመጠ። ዔሳውም ከኬጢ ሴቶች ልጆች መካከል የኬጢያዊው የኤሎን ልጅ በስማት የምትባል አንዲት ሴት አየ፥ ከመጀመሪያ ሚስቱም ሌላ አገባት፤ ዔሳውም በረከቱ ደረሰ ብሎ ስሟን ዓዳ ብሎ ጠራት። ያ ጊዜ ከእርሱ አልፏል.

13 ኤሳውም አባቱንና እናቱን ሳያይ በሴይር ምድር ስድስት ወር ተቀመጠ፤ ከዚያም ዔሳው ሚስቶቹን አግብቶ ተነሥቶ ወደ ከነዓን ምድር ተመለሰ፤ ዔሳውም ሁለቱን ሚስቶቹን በአባቱ ቤት በኬብሮን አኖረ።

14 የዔሳውም ሚስቶች ይስሐቅንና ርብቃን በሥራቸው አስቈጡአቸው፥ በእግዚአብሔርም መንገድ ስላልሄዱ፥ አባታቸው እንዳስተማራቸው የአባታቸውን የእንጨትና የድንጋይ አማልክት ስላመለኩ፥ ከእነርሱም ይልቅ ክፉዎች ነበሩና። አባት።

15 እንደ ልባቸውም ክፉ ምኞት ሄዱ፥ ለበኣሊምም ሠዉ አጠኑም፥ ይስሐቅምና ርብቃ ደከሙ።

16 ርብቃም፡- ስለ ኬጢ ሴቶች ልጆች ሕይወቴ ደክሞኛል፤ ያዕቆብ ከኬጢ ሴቶች ልጆች እንደ እነዚህ ከምድር ሴቶች ልጆች ሚስት ቢያገባ፥ ሕይወት ለእኔ ምን ይጠቅመኛል?

17 በዚያም ወራት የዔሳው ሚስት ዓዳ ፀነሰች ወንድ ልጅንም ወለደችለት፤ ዔሳውም የተወለደለትን ልጅ ስም ኤልፋዝ ብሎ ጠራው፤ ዔሳውም በወለደች ጊዜ የስድሳ አምስት ዓመት ሰው ነበረ።

18 በዚያም ወራት የአብርሃም ልጅ እስማኤል ያዕቆብ በኖረ በስድሳ አራተኛው ዓመት ሞተ፤ እስማኤልም የኖረበት ዘመን ሁሉ መቶ ሠላሳ ሰባት ዓመት ሆነ ሞተም።

19 ይስሐቅም እስማኤል እንደ ሞተ በሰማ ጊዜ አዘነለት፤ ይስሐቅም ስለ እርሱ ብዙ ቀን አለቀሰ።

20፤ ያዕቆብም፡ በዔቦር፡ ቤት፡ ከተቀመጠ፡ ዐሥራ፡ አራት፡ ዓመት፡ በኋላ፡ ያዕቆብ፡ አባቱንና፡ እናቱን፡ ሊያይ፡ ለመኻ፡ ወደ፡ አባቱና ፡ እናቱም፡ ቤት፡ ወደ ኬብሮን፡ መጣ፥ ዔሳውም፡ በዚያ፡ ጊዜ፡ ያዕቆብ፡ ያደረገውን፡ ዘነጋ። በዚያም ወራት ከእርሱ በረከቱን በመቀበሉ ተደረገለት።

21 ኤሳውም ያዕቆብን ወደ አባቱና እናቱ ሲመጣ ባየው ጊዜ ያዕቆብ ያደረገውን አሰበ፥ እጅግም ተቈጣ ሊገድለውም ፈለገ።

22፤ የአብርሃምም፡ ልጅ፡ ይስሐቅ፡ ሸምግሎ፡ ሸመገለ፤ ዔሳውም፡ አባቴ፡ የሚሞትበት፡ ጊዜው፡ ቀርቦ፡ ቀርቦአል፥ በሞተም፡ ጊዜ፡ ወንድሜን፡ ያዕቆብን፡ እገድላለኹ፡ አለ።

23 ለርብቃም ነገሩት፤ ፈጥናም ላከችና ልጇን ያዕቆብን አስጠራው፥ እርስዋም፡- ተነሣ፥ ሂድና ወደ ካራን ሸሽ ወደ ወንድሜ ወደ ላባን ሸሽ፥ የወንድምህም ቍጣ እስኪወድቅ ድረስ በዚያ ተቀመጥ አለችው። ከአንተ ተመለስ ከዚያም ትመለሳለህ።

24፤ ይስሐቅም ያዕቆብን ጠርቶ፡ — አባታችን አብርሃም፡ — ለዘርህ እሰጣለሁ፡ ብሎ እንዳዘዘው እንደ እግዚአብሔር ቃል አዘናልና ከከነዓን ሴቶች ልጆች ሚስት አታግባ፡ አለው። ይህ መሬት;ልጆችህ ከአንተ ጋር ያደረግሁትን ቃል ኪዳኔን ቢጠብቁ፥ የነገርሁህንም ለልጆቻችሁ አደርጋቸዋለሁ፥ አልተዋቸውምም።

25፤ አሁንም ልጄ ቃሌን አድምጥ የማዝዝህንም ሁሉ አድምጥ፥ ከከነዓንም ቈነጃጅት ሚስት እንዳታገባ ራቅ። ተነሥተህ ወደ እናትህ አባት ወደ ባቱኤል ቤት ወደ ካራን ሂድ፥ ከእናትህም ወንድም ከላባ ሴቶች ልጆች ሚስትን ለአንተ አግባ።

26 ስለዚህ አምላክህን እግዚአብሔርን በምትሄድባትም ምድር መንገዱን ሁሉ እንዳትረሳ፥ ከምድርም ሕዝብ ጋር እንዳትተባበር፥ ከንቱንም ነገር እንዳትሳደድ አምላክህን እግዚአብሔርንም ተው።

27 ወደ ምድርም በመጣህ ጊዜ በዚያ እግዚአብሔርን አምልክ፥ ካዘዝሁህና ከተማርህበት መንገድ ወደ ቀኝም ወደ ግራም አትበል።

28፤ እግዚአብሔርም፡ በምድር፡ ሕዝብ፡ ፊት፡ ሞገስን፡ ይስጥኽ፥ በዚያም፡ እንደ፡ መረጥኽ ፡ ሚስት፡ ትውሰድ። መልካምና ቅን የሆነ በእግዚአብሔር መንገድ።

29፤ እግዚአብሔርም፡ ለአንተና፡ ለዘርኽ፡ የአባትኽ፡ የአብርሃምን፡ በረከት፡ ይስጥህ፡ ያፈራኽም፡ ያበዛኽም፥ አንተም፡ በምትኼድባት፡ ምድር፡ የሕዝብ፡ ብዙ፡ ትኾን፡ እግዚአብሔርም፡ ወደዚች፡ ምድር፡ ይመልስኽ።

የአባትህ ማደሪያ ምድር ከልጆች ጋር በብዙ ሀብትም በደስታና በደስታ።

30 ይስሐቅም ያዕቆብን አዘዘው ባረከውም፥ ብዙ ስጦታም ከብርና ወርቅ ሰጠው፥ አሰናበተውም፤ ያዕቆብም አባቱንና እናቱን ሰማ። ሳማቸውም ተነሥቶም ወደ ወንዞች መካከል ሄደ። ያዕቆብም ከከነዓን ምድር ከቤርሳቤህ በወጣ ጊዜ የሰባ ሰባት ዓመት ሰው ነበረ።

31 ያዕቆብም ወደ ሐራን ሊሄድ በሄደ ጊዜ ዔሳው ልጁን ኤልፋዝን ጠርቶ በስውር ተናገረው። በሰይፍህም ከተራራው በአንዱ ግደለው፥ ያለውንም ሁሉ ይዘህ ተመለስ አለው።

32 የዔሳውም ልጅ ኤልፋዝ አባቱ እንዳስተማረው ቀስት ጠንቅቆ የሚያውቅ ሰው ነበረ፤ እርሱም በሜዳ የታወቀ አዳኝና ጽኑዕ ሰው ነበር።

33 ኤልፋዝም አባቱ እንዳዘዘው አደረገ፤ ኤልፋዝም በዚያን ጊዜ የአሥራ ሦስት ዓመት ጐልማሳ ነበረ፤ ኤልፋዝም ተነሥቶ ሄደ ከእርሱም ጋር አሥር የእናቱ ወንድሞችን ወሰደ ያዕቆብንም አሳደደው።

34 ያዕቆብንም አጥብቆ ተከተለው፥ በሴኬምም ከተማ አንጻር በከነዓን ምድር ዳርቻ ተሸሸገ።

35 ያዕቆብም ኤልፋዝንና ሰዎቹ ሲያሳድዱት አየ፤ ያዕቆብም ይህ ምን እንደ ሆነ ያውቅ ዘንድ በሄደበት ስፍራ ቆመ፤ ነገሩን አላወቀም ነበርና። ኤልፋዝም ሰይፉን መዘዘ፥ እርሱና ሰዎቹም ወደ ያዕቆብ ሄዱ። ያዕቆብም እንዲህ አላቸው።

36 ኤልፋዝም ወደ ያዕቆብ ቀርቦ መልሶ እንዲህ አለው። ያዕቆብም ኤሳው ለኤልፋዝ ኃይል እንዲሠራ እንደ ተናገረው ባየ ጊዜ ያዕቆብ ቀርቦ ኤልፋዝንና ሰዎቹ።

37 እነሆ እኔ ያለኝን ሁሉ እና አባቴ እና እናቴ የሰጡኝ፣ ወደ አንተ ውሰድ ከእኔም ዘንድ ሂድ፣ እናም አትግደለኝ፣ እናም ይህ ነገር ለአንተ ጽድቅ ሆኖ ይቆጠርልህ።

38፤ እግዚአብሔርም፡ በዔሳው፡ ልጅ፡ በኤልፋዝ፡ ፊትና፡ ሰዎቹ፡ በፊት፡ ሞገስን፡ ያገኘለት፥ የያዕቆብንም ቃል፡ ሰምተው፡ አልገደሉትም፤ ኤልፋዝና፡ ሰዎቹም፡ ያለውን፡ ኹሉ፡ ወሰዱ። ያዕቆብም ከቤርሳቤህ ይዞት ከመጣው ብርና ወርቅ ጋር። ምንም አልተዉለትም።

39 ኤልፋዝና ሰዎቹም ከእርሱ ዘንድ ሄዱ፥ ወደ ኤሳውም ወደ ቤርሳቤህ ተመለሱ፥ ከያዕቆብም ጋር የደረሰባቸውን ሁሉ ነገሩት፥ ከያዕቆብም የወሰዱትን ሁሉ ሰጡት።

40 ኤሳውም በልጁ በኤልፋዝ ከእርሱም ጋር በነበሩት ሰዎች ተቈጣ፥ ያዕቆብንም አልገደሉትምና።

41 ዔሳውንም መልሰው። ኤሳውም ኤልፋዝ ከያዕቆብ የወሰደውን ብርና ወርቅ ሁሉ ወሰደ፥ በቤቱም አኖረው።

42 በዚያን ጊዜ ዔሳው ይስሐቅ ያዕቆብን እንደ ባረከው ባየ ጊዜ፡ — ከከነዓን ሴቶች ልጆች መካከል ሚስት አታግባ፥ የከነዓንም ቈነጃጅት በይስሐቅና ርብቃ ፊት ክፉዎች እንደ ነበሩ ብሎ አዘዘው።

43 ከዚያም ወደ አጎቱ ወደ እስማኤል ቤት ሄደ፤ ከታላላቅ ሚስቶቹም ሌላ የነባዮትን እኅት እስማኤልን ልጅ ማክላትን አገባ።

ምዕራፍ 30

1 ያዕቆብም ወደ ካራን መንገዱን ቀጠለ፥ ወደ ሞሪያ ተራራም ደረሰ፥ በዚያም ሌሊቱን ሁሉ በሎዛ ከተማ አጠገብ አደረ። በዚያችም ሌሊት እግዚአብሔር በዚያ ለያዕቆብ ተገለጠለትና። እኔ የአብርሃም አምላክ የአባትህ የይስሐቅ አምላክ ነኝ፤ የምትተኛበትን ምድር ለአንተና ለዘርህ እሰጣለሁ።

2 እነሆም ከአንተ ጋር ነኝ በምትሄድበትም ሁሉ እጠብቅሃለሁ ዘርህንም እንደ ሰማይ ከዋክብት አበዛለሁ ጠላቶችህንም ሁሉ በፊትህ እንዲወድቁ አደርጋለሁ። ከአንተም ጋር በተዋጉ ጊዜ አያሸንፉህም፤ ከልጆችና ከብዙ ባለጠግነት ጋር በደስታ ወደዚች ምድር እመልሳችኋለሁ።

3 ያዕቆብም ከእንቅልፉ ነቃ፤ ባየውም ራእይ እጅግ ደስ አለው። የዚያንም ቦታ ስም ቤቴል ብሎ ጠራው።

4 ያዕቆብም ከዚያ ስፍራ ደስ ብሎት ተነሣ፥ በሄደም ጊዜ እግሩ ከደስታ የተነሣ አቀለለት፥ ከዚያም ወደ ምሥራቅ ልጆች አገር ሄደ፥ ወደ ካራንም ተመልሶ በእረኛው አጠገብ አቆመ። ደህና.

5 በዚያም አንዳንድ ሰዎችን አገኘ። መንጎቻቸውን ሊጠብቁ ከካራን ሄዱ ያዕቆብም ጠየቃቸው፥ እነርሱም። እኛ የካራን ሰዎች ነን አሉ።

6 የናኮርን ልጅ ላባን ታውቃላችሁን? እኛ እናውቀዋለን፤ እነሆም ልጁ ራሔል የአባትዋን በጎች ልትጠብቅ ትመጣለች አሉ።

7 እርሱም ገና ከእነርሱ ጋር ሲነጋገር፥ እረኛ ነበረችና የላባ ልጅ ራሔል የአባትዋን በጎች ልትጠብቅ መጣች።

8 ያዕቆብም የእናቱን ወንድም የላባን ልጅ ራሔልን ባየ ጊዜ ሮጦ ሳማት፥ ድምፁንም ከፍ አድርጎ አለቀሰ።

9፤ ያዕቆብም፡ የአባቷ፡ እኅት፡ የርብቃ፡ ልጅ፡ እንደ፡ ኾነ፡ ለራሔል፡ ነገረው፤ ራሔልም፡ ሮጣ፡ ለአባቷ፡ ነገረችው፤ ያዕቆብም፡ ወደ፡ ላባ፡ ቤት፡ ያመጣው፡ ስለሌለው፡ አለቀሰ።

10፤ ላባም፡ የእኅቱ፡ ልጅ፡ ያዕቆብ፡ እንደ፡ መጣ፡ በሰማ፡ ጊዜ፡ ሮጦ፡ ሳመው፥ አቀፈውም፥ ወደ፡ ቤትም፡ አገባው፥ እንጀራም ሰጠው፥ በላም።

11 ያዕቆብም ወንድሙ ዔሳው ያደረገውን፥ ልጁም ኤልፋዝ በመንገድ ላይ ያደረገውን ለላባ ነገረው።

12 ያዕቆብም በላባ ቤት ለአንድ ወር ተቀመጠ ያዕቆብም በላባ ቤት በላና ጠጣ፤ በኋላም ላባ ያዕቆብን፡- ደመወዝህ ምን እንደሚሆን ንገረኝ፤ እንዴት በከንቱ ታገለግለኛለህ?

13 ላባም ከሴቶች ልጆች በቀር ወንዶች ልጆች አልነበሩትም፤ ሌሎችም ሚስቶቹና ባሪያዎቹ በዚያን ጊዜ መካን ነበሩ። ሚስቱ አዲና የወለደችለት የላባ ሴቶች ልጆች ስም ይህ ነው። የታላቂቱ ስም ልያ ታናሺቱም ራሔል ነበረ። ፤ ልያም ዓይኖቿ የለመለመች ነበረች፤ ራሔል ግን ውብና የተዋበች ነበረች፥ ያዕቆብም ወደዳት።

14 ያዕቆብም ላባንን። ላባም በዚህ ተስማማ ያዕቆብም ስለ ልጁ ራሔል ሲል ላባን ሰባት ዓመት ተገዛለት።

15 ያዕቆብም በካራን በተቀመጠ በሁለተኛው ዓመት፥ ያዕቆብም በኖረ በሰባ ዘጠነኛው ዓመት፥ በዚያ ዓመት የሴም ልጅ ዔቦር ሞተ፥ በሞተ ጊዜም የአራት መቶ ስድሳ አራት ዓመት ጕልማሳ ነበረ።

16 ያዕቆብም ዔቦር እንደ ሞተ በሰማ ጊዜ እጅግ አዘነ፥ ብዙም ቀንም አለቀሰለት።

17 ያዕቆብ በካራን በተቀመጠ በሦስተኛው ዓመት የዔሳው ሚስት የእስማኤል ልጅ ቦስማት ወንድ ልጅ ወለደችለት፤ ዔሳውም ስሙን ራጉኤል ብሎ ጠራው።

18 ያዕቆብም በላባ ቤት በተቀመጠ በአራተኛው ዓመት፣ እግዚአብሔር ላባንን ጎበኘው እና ስለ ያዕቆብም አሰበው፣ ወንዶችም ልጆች ተወለዱለት፣ እናም የበኩር ልጁ ቤዖር፣ ሁለተኛው አሊብ፣ ሦስተኛው Chorash.

19 እግዚአብሔርም ለላባ ሀብትንና ክብርን፣ ወንዶችና ሴቶች ልጆችን ሰጠው፣ እናም ሰውዬው ስለ ያዕቆብ እጅግ ጨመረ።

20፤ ያዕቆብም፡ በዚያ፡ ጊዜ፡ ላባንን፡ በሥራ፡ ኹሉ፡ በቤትና፡ በእርሻ፡ አገለገለው፤ የእ

ግዚአብሔርም፡ በረከት፡ በቤትና፡ በሜዳ፡ ያለውን፡ ኹሉ፡ ነበረ።

21 በአምስተኛውም ዓመት የዔሳው ሚስት የብኤሪ ልጅ ዪሁዲት በከነዓን ምድር ሞተች፤ እርስዋም ከሴቶች ልጆች በቀር ወንዶች ልጆች አልነበሯትም።

22 ለዔሳውም የወለደቻቸው የሴቶች ልጆችዋ ስም ይህ ነው፤ የታላቂቱ ስም ማርዚት ነበረ፥ የታናሺቱም ስም ፉዊ ነበረ።

23፤ ይሁዲትም፡ በሞተ፡ ጊዜ፡ ኤሳው፡ ተነሥቶ ፡ እንደ፡ ልማዱ፡ በሜዳ፡ ለማደን፡ ወደ፡ ሴይር፡ ኼደ፤ ዔሳውም፡ በሴይር፡ ምድር፡ ብዙ፡ ተቀመጠ።

24 በስድስተኛውም ዓመት ዔሳው ከሚስቶቹ በተጨማሪ የኤዊያዊው የዘብዖን ልጅ የሆነችውን አሕሊባማን አገባ፥ ዔሳውም ወደ ከነዓን ምድር አገባት።

25 አህሊባማ ፀነሰች ለዔሳውም የዑስን፣ የዔላንና ቆሬን ሦስት ልጆች ወለደች።

26 በዚያም ወራት በከነዓን ምድር በዔሳው እረኞችና በከነዓን ምድር በሚኖሩ እረኞች መካከል ጠብ ሆነ፤ የዔሳው ከብቶችና ከብቶች በከነዓን ምድር ይቀር ዘንድ በዝተው ነበርና በአባቱ ቤት የከነዓን ምድር ከከብቶቹ የተነሣ ሊሸከሙት አልቻሉም።

27 ዔሳውም በከነዓን ምድር ከሚኖሩት ጋር ጥል እንደ በዛ ባየ ጊዜ ተነሥቶ ሚስቶቹንና ወንዶች ልጆቹን ሴቶች ልጆቹንም ለእርሱ ያለውንም ሁሉ ከብቶቹንም ከብቶቹንም ሁሉ ወሰደ። በከነዓን ምድር ገዛ፥ ከአገሩም ሰዎች ተለይቶ ወደ ሴይር ምድር ሄደ፤ ዔሳውና የእርሱም የሆነው ሁሉ በሴይር ምድር ተቀመጡ።

28 ዔሳውም ከጊዜ ወደ ጊዜ አባቱንና እናቱን ለማየት በከነዓን ምድር ይሄድ ነበር፤ ዔሳውም ከሖራውያን ጋር አገባ፥ ሴቶች ልጆቹንም ለሖራዊው ለሴይር ልጆች ሰጣቸው።

29 ታላቂቱንም ልጁን መርዚትን ለሚስቱ ወንድም ለዘብዖን ልጅ ለዓና ሰጠው፤ ፉዊትንም ለሖራዊው ለቢልሐን ልጅ አዛርን ሰጠው። ዔሳውም ከልጆቹ ጋር በተራራ ተቀመጠ፥ ብዙም ሆኑ።

ምዕራፍ 31

1 በሰባተኛውም ዓመት ያዕቆብ ላባን ያገለገለው አገልግሎት ተፈጸመ፤ ያዕቆብም ላባንን። ላባም እንዲሁ አደረገ፤ ላባና ያዕቆብም የዚያን ቦታ ሰዎች ሁሉ ሰብስበው ግብዣ አደረጉ።

2፤ ላባም፡ በመሸ፡ ወደ፡ ቤቱ፡ መጣ፥ ከዚያም፡ በኋላ፡ ያዕቆብ፡ ከበዓሉ፡ ሰዎች፡ ጋራ፡ መጣ ፤ ላባም፡ በቤቱ፡ የነበሩትን፡ መብራቶች፡ ኹሉ፡ አጠፋ።

3 ያዕቆብም ላባንን። በዚህች ምድር ልንሠራ ልማዳችን ነው ብሎ መለሰ።

4 ላባም ልጁን ልያን ወሰደ፥ ወደ ያዕቆብም አመጣት፥ ወደ እርስዋም መጣ፥ ያዕቆብም ልያ እንደ ሆነች አላወቀም።

5 ላባም ልጁን ልያን ባሪያይቱን ዘልፋን ባሪያ ትሆነው ዘንድ ሰጣት።

6 በበዓሉ ላይ የነበሩትም ሰዎች ሁሉ ላባ በያዕቆብ ላይ ያደረገውን አወቁ፤ ነገር ግን ነገሩን ለያዕቆብ አልነገሩትም።

7 ጎረቤቶቹም ሁሉ በዚያች ሌሊት ወደ ያዕቆብ ቤት መጡ፥ በልተውም ጠጡ ደስም አላቸው በልያም ፊት በከበሮ እየዘፈኑ እየዘፈኑ ዘመሩ፤ በያዕቆብም ፊት ሔሊህ ሔሊህ ብለው መለሱለት።

8 ያዕቆብም ቃላቸውን ሰማ፥ ትርጉማቸውንም አላስተዋለም፤ ነገር ግን በዚህች ምድር ልማዳቸው እንዲህ ሊሆን እንደሚችል አስቦ ነበር።

9 ጎረቤቶቹም ይህን ቃል በሌሊት በያዕቆብ ፊት ተናገሩ፤ ላባም በቤቱ ውስጥ የነበሩት መብራቶች በዚያ ሌሊት ጠፉ።

10 በነጋም ጊዜ ያዕቆብ ወደ ሚስቱ ዘወር ብሎ አየ፤ እነሆም ልያ በብብቱ ተኝታ ነበረች፤ ያዕቆብም፡- እነሆ፥ ጎረቤቶቹ በትናንትናው ሌሊት ሔሊ የሚሉትን አሁን አውቃለሁ አለ። አለ፥ እኔም አላውቀውም።

11 ያዕቆብም ላባን ጠርቶ። ይህ ያደረግህብኝ ምንድር ነው? በእውነት ስለ ራሔል አገለግዬሃለሁ፤ አታለልኸኝስ ልያንስ ለምን ሰጠኸኝ?

12 ላባም ለያዕቆብ እንዲህ ሲል መለሰለት፡ — ታናሺቱን ለታላቂቱ ለመስጠት በእኛ ፋንታ እንዲህ አይደለም፤ እንግዲህ እኅትዋን ደግሞ ደግሞ ልትወስድ ከፈለግህ ሌላ ሰባት ዓመት ስለምታገለግለኝ አገልግሎት ወደ አንተ ውሰዳት። .

13 ያዕቆብም እንዲሁ አደረገ፤ ራሔልንም ሚስት አድርጎ አገባ፥ ላባንም ሌላ ሰባት ዓመት አገለገለው፤ ያዕቆብም ወደ ራሔል መጣ፥ ራሔልን ከልያ ይልቅ ወደዳት፤ ላባም ባሪያውን ባላን ባሪያ እንድትሆን ሰጣት።

14 እግዚአብሔርም ልያ እንደተጠላች ባየ ጊዜ እግዚአብሔር ማኅፀንዋን ከፈተላት በዚያም ወራት ፀነሰች ለያዕቆብም አራት ልጆችን ወለደች።

15 ስማቸውም ሮቤል ስምዖን ሌዊ ይሁዳም ይህ ነው እርስዋም መውለድን ተወች።

16፤ በዚያም ጊዜ ራሔል መካን ነበረች፥ ዘርም አልነበራትም፤ ራሔልም በእኅቷ ልያ ቀናች፤ ራሔልም ለያዕቆብ ልጅ እንዳልወለደች ባየች ጊዜ ባሪያዋን ባላን ወሰደች፥ ለያዕቆብም ዳንንና ንፍታሌምን ሁለት ልጆች ወለደችለት። .

17 ልያም መውለድን እንደ ተወች ባየች ጊዜ ባሪያዋን ዘለፋን ወሰደች፥ ለያዕቆብም ሚስት ትሆነው ዘንድ ሰጠችው፤ ያዕቆብም ደግሞ ወደ ጽልጳ መጣ፥ እርስዋም ደግሞ ጋድንና አሴርን ሁለት ወንዶች ልጆችን ለያዕቆብ ወለደች።

18፤ ልያም እንደ ገና ፀነሰች፥ በዚያም ወራት ለያዕቆብ ሁለት ወንድ ልጆችና አንዲት ሴት ልጅ ወለደችለት፤ ስማቸውም ይሳኮር፥ ዛብሎን፥ እኅታቸውም ዲናን የሚሉት ይህ ነው።

19፤ ራሔልም፡ በዚያን፡ ጊዜ፡ መካን
ነበረች፥ ራሔልም፡ ወደ፡ እግዚአብሔር፡ ጸለየች፥ እንዲህም፡ አለች፡ አቤቱ፡ አምላክ፡ አምላክ፡ አስበኝ፡ ጐብኘኝም፥ እባክኽ፡ አኹን

፥ እኔ፡ ተሸክሜአለሁና ባሌ ይጥለኛልና፡ አለች። እሱ ልጆች የሉትም።

20፤ አቤቱ፡ አምላክ፡ ሆይ፥ ልመናዬን በፊትህ፡ ስማኝ፥ መከራዬንም፡ እይ፥ ስደቤንም፡ ደግሜ፡ አልሸከም፡ እንደ፡ ሴት፡ ቈነጃጅት፡ ልጆችን፡ ስጠኝ።

21፤ እግዚአብሔርም፡ ሰምቶ፡ ማኅፀንዋን ከፈተላት፥ ራሔልም ፀነሰች፥ ወንድ ልጅም ወለደች፥ እንዲህም አለች፦ እግዚአብሔር፡ ስድቤን፡ አራቀኝ፥ ስሙንም፡ ዮሴፍ፡ ብላ፡ ጠራችው። ያዕቆብም በወለደች ጊዜ የዘጠና አንድ ዓመት ሰው ነበረ።

22 በዚያን ጊዜ የያዕቆብ እናት ርብቃ ሞግዚቷን የዖዝን ልጅ ዲቦራንና ከይስሐቅ ባሪያዎች ሁለቱን ወደ ያዕቆብ ላከች።

23 ወደ ካራንም ወደ ያዕቆብ መጡ፥ እነርሱም። ያዕቆብም እናቱ የተናገረችውን ሰማቸው።

24፤ በዚያን፡ ጊዜ፡ ያዕቆብ፡ ለራሔል፡ ለላባን፡ ያገለገለበት፡ ሌላው፡ ሰባት፡ ዓመታት፡ ተፈጸመ፤ ካራንም፡ ከተቀመጠበት፡ ዐሥራ፡ አራት፡ ዓመት፡ በኋላ፡ ያዕቆብ፡ ላባንን፡ እንዲህ፡ አለው። ወደ አገሬ ልሂድ፣ እነሆ እናቴ ከከነዓን ምድር ወደ እኔ ወደ አባቴ ቤት እንድመለስ ላከችኝ።

25 ላባም እንዲህ አለው። በፊትህ ሞገስ አግኝቼ እንደ ሆነ አትተወኝ; ደመወዝህን ሾመኝ፥ እኔም እሰጣቸዋለሁ፥ ከእኔም ጋር ተቀመጥ።

26፤ ያዕቆብም፦ ለደመወዝ፡ የምትሰጠኝ፡ ይህ፡ ነው፡ በመንጋኽ፡ ኹሉ፡ አልፍ፡ ዘንድ፡ ፴፭፥ ፴፮፥ ፴፯፡ በጎችኽና፡ በጎቹ፡ ቡናማ ያለውን፡ ጠቦት፡ ኹሉ፡ እወስድባቸዋለኹ፡ አለው። ፍየሎቹን፥ ይህንም ነገር ብታደርግልኝ እኔ ተመልሼ መንጋህን እሰማራለሁ እንደ ቀድሞም እጠብቃቸዋለሁ።

27 ላባም እንዲሁ አደረገ፤ ላባም ያዕቆብ የተናገረውን ሁሉ ከመንጋው አስወገደ፥ ሰጠውም።

28 ያዕቆብም ከላባ በጎች የፈለሰውን ሁሉ በልጆቹ እጅ አኖረው፤ ያዕቆብም የቀረውን የላባን በጎች ይጠብቅ ነበር።

29 ወደ ያዕቆብም የላካቸው የይስሐቅ አገልጋዮች ያዕቆብ ከእነርሱ ጋር ወደ ከነዓን ምድር ወደ አባቱ እንደማይመለስ ባዩ ጊዜ ከእርሱ ርቀው ወደ ከነዓን ምድር ተመለሱ።

30 ዲቦራም ከያዕቆብ ጋር በካራን ቀረች፥ ከይስሐቅም ባሪያዎች ጋር ወደ ከነዓን ምድር አልተመለሰችም፤ ዲቦራም ከያዕቆብ ሚስቶችና ልጆች ጋር በካራን ተቀምጣለች።

31፤ ያዕቆብም፡ ላባንን፡ ስድስት፡ ዓመት፡ አገለገለው፥ በጎቹም፡ በወለዱ፡ ጊዜ፡ ያዕቆብ፡ በላባ፡ እንደ፡ ፈቀደው፡ ፴፭፡ ፴፭፡ ፴፭፡ ፴፭፡ ፴፭፡ ፴፭፡ ፴፭፡ ፴፯፡ ሰውዬው፡ በዛ። ከብቶችና ሴት አገልጋዮች፣ ወንዶች አገልጋዮች፣ ግመሎችና አህዮች ነበሩት።

32 ለያዕቆብም ሁለት መቶ የከብት መንጋ ነበረው፣ ከብቶቹም ትልቅና ውብ መልክ ያላቸው እጅግም ያፈሩ ነበሩ፣ እናም የሰው ልጆች ቤተሰቦች ሁሉ ከያዕቆብ ከብት አንዳንድ ለማግኘት ፈለጉ፣ እጅግ ባለ ጠጎች ነበሩና። .

33 ከሰዎችም ብዙ ሰዎች ከያዕቆብ መንጋ ሊገዙ መጡ፤ ያዕቆብም በግ ለወንድ ባሪያ ወይም ለሴት ባሪያ ወይም ለአህያ ወይም ለግመል በግ ሰጣቸው፤ ወይም ያዕቆብ ከእነርሱ የሚፈልገውን ሁሉ ሰጡት።

34 ያዕቆብም ከሰዎች ጋር በዚህ ንግድ ሀብትንና ክብርን ሀብትን አተረፈ፤ የላባም ልጆች በዚህ ክብር ቀኑበት።

35 ከተወሰነ ጊዜም በኋላ የላባን ልጆች።

36 ያዕቆብም የላባንንና የልጆቹን ፊት አየ፥ እነሆም እንደ ቀድሞው በእርሱ ላይ አልነበረም።

37፤ እግዚአብሔርም፡ ስድስት፡ ዓመት፡ በተፈጸመ፡ ጊዜ፡ ለያዕቆብ፡ ተገለጠለት፥ እንዲህም፡ አለው፦ ተነሥተኽ፡ ከዚች፡ ምድር፡ ውጣ፥ ወደ፡ ትውልድኽም፡ ምድር፡ ተመለስ፥ እኔም፡ ከአንተ፡ ጋራ፡ እሆናለኹ።

38 ያዕቆብም በዚያን ጊዜ ተነሣ፥ ልጆቹንና ሚስቶቹንም የእርሱንም ሁሉ በግመሎች ላይ ጫነ፥ ወደ ከነዓንም ምድር ወደ አባቱ ወደ ይስሐቅ ይሄድ ዘንድ ወጣ።

39 ላባም ያዕቆብ ከእርሱ እንደ ሄደ አላወቀም ነበር፤ ላባም በዚያ ቀን በግ ይሸልት ነበርና።

40፤ ራሔልም የአባቷን ምስሎች ሰረቀች፥ ወስዳም በተቀመጠችበት ግመል ላይ ሸሸገቻቸው፥ ሄደች።

41 የምስሎቹም ሥርዓት ይህ ነው። በኵር የሆነውን ሰው ወስዶ በመግደል ከራሱም ላይ ፀጉሩን አውልቆ ጨው ወስዶ ራሱን ጨው ጨምቆ በዘይት ሲቀባው በኋላም ትንሽ ጽላት ናስ ወይም የወርቅ ጽላት ወስዶ ስሙን ጻፍ። ጽላቱንም ከምላሱ በታች አደረገው፥ ራሱንም ጽላቱን ከምላሱ በታች ወስዶ በቤቱ ውስጥ አኖረው፥ በፊቱም መብራቶችን አብርቶ ሰገድለት።

42 ለእርሱም በሚሰግዱበት ጊዜ በእርሱ በተጻፈው በስሙ ኃይል በጠየቁት ነገር ሁሉ ይነግራቸዋል።

43 እና አንዳንዶች በሰዎች አምሳል ከወርቅና ከብር ሠርተው ወደ እነርሱ በሚታወቁበት ጊዜ ወደ እነርሱ ሄዱ፣ እና ምስሎች የከዋክብትን ተጽዕኖ ተቀብለው የወደፊቱን ነገር ይነግሩአቸዋል፣ እናም በዚህ መንገድ ምስሎቹ ነበሩት ራሄል ከአባቷ ሰረቀች።

44 ላባም ያዕቆብ ወዴት እንደ ሄደ በእነርሱ እንዳያውቅ ራሔል እነዚህን የአባቷን ምስሎች ሰረቀች።

45፤ ላባም፡ ወደ፡ ቤት፡ መጥቶ፡ ስለ፡ ያዕቆብና፡ ስለ፡ ቤቱ፡ ጠየቀ፥ አልተገኘምም፡ ነበር፤ ላባም፡ ያዕቆብ፡ ወዴት፡ እንደ፡ ኼደበት፡ ይያውቅ፡ ዘንድ፡ ምስሎቹን፡ ፈለገ፡ አያገኛቸውምም፥ ወደ፡ ሌሎችም ምስሎች፡ ኼደ። ጠየቃቸው፥ ያዕቆብም ከእርሱ ወደ አባቱ ወደ ከነዓን ምድር እንደ ሸሸ ነገሩት።

46 ላባም ተነሣ፥ ወንድሞቹንና ባሪያዎቹንም ሁሉ ወሰደ፥ ወጥቶም ያዕቆብን አሳደደው፥ በገለዓድም ተራራ ደረሰው።

47 ላባም ያዕቆብን፡ — እንድትሸሸኝና እንድታታልለኝ፥ ሴቶቼንና ልጆቻቸውን በሰይፍ ተማርከው እንድትማርክ ያደረግህብኝ ምንድር ነው?

48 እኔም እንድስማቸውና በደስታ እንድሰናበታቸው አልፈቀድህልኝም፥ አማልክቴንም ሰርቀህ ሄድክ።

49 ያዕቆብም ለላባ እንዲህ ብሎ መለሰለት። አሁንም አማልክትህን ካገኘህበት ከማንም ጋር ይሞታል።

50 ላባም ምስሎቹን ፈለገ የያዕቆብንም ድንኳኖችና ዕቃዎች ሁሉ መረመረ አላገኛቸውም።

51 ላባም ያዕቆብን አለው። ቃል ኪዳን እንገባለን በእኔና በአንተ መካከልም ምስክር ይሆናል፤ ሴቶች ልጆቼን ብታስጨንቅ፥ ወይም ከሴቶች ልጆቼ ሌላ ሚስቶችን ብታገባ፥ በዚህ ነገር እግዚአብሔር በእኔና በአንተ መካከል ምስክር ይሆናል።

52፤ ድንጋዮችንም ወሰዱ፥ ክምርም አደረጉ፤ ላባም፡- ይህ ክምር በእኔና በአንተ መካከል ያለ ምስክር ነው፤ ስለዚህ ስሙን ገለዓድ ብሎ ጠራው።

53 ያዕቆብና ላባም በተራራው ላይ ሠዉ፥ በዚያም ክምር አጠገብ በሉ፥ በተራራውም ሌሊቱን ሁሉ አደሩ፤ ላባም ማልዶ ተነሣ፥ ከሴቶች ልጆቹም ጋር አለቀሰ፥ ሳማቸውም፥ ሳማቸውም። ወደ ቦታው ተመለሰ።

54፤ ፈጥኖም፡ ልጁን፡ ቢዖርን፡ የ0ሥራ፡ ሰባት፡ አመት፡ የሆነውን፥ የናኮርን፡ ልጅ፡ የዖዝንን፡ ልጅ፡ አቢኮሮፍንን፡ አሰደደ፥ ከነርሱም፡ ጋራ፡ አሥር፡ ሰዎች፡ ነበሩ።

55 ፈጥነውም ሄዱ በያዕቆብም ፊት በመንገድ አለፉ፥ በሌላም መንገድ ወደ ሴይር ምድር መጡ።

56 ወደ ዔሳውም መጥተው እንዲህ አሉት። ወንድምህ ዘመድህ የእናትህ ወንድም ላባ የባቱኤል ልጅ።

57፤ ወንድምህ ያዕቆብ ራቁቱንና ራቁቱን አስቀድሞ ወደ እኔ መጣ፥ እኔም ልገናኘው ሄድሁ፥ በክብርም ወደ ቤቴ አመጣሁት፥ ከፍ ከፍም አደረግሁት፥ ሁለቱን ሰጠሁት። ሴት ልጆች ለሚስቶች እና እንዲሁም ሁለት ገረዶቼ።

58 እግዚአብሔርም ስለ እኔ ባረከው፥ እጅግም ጨመረ፥ ወንዶች ልጆችንም ሴቶች ልጆችንና ሴት ባሪያዎችንም ወለደ።

59 ብዙ የበጎችና የላሞች፣ ግመሎችና አህዮች፣ እንዲሁም ብዙ ብርና ወርቅ አሉት። ሀብቱም እንደ በዛ ባየ ጊዜ በጎቼን ልሸልት ስሄድ ተወኝ፥ ተነሣም በሥውር ምሸሸ።

60 ሚስቶቹንና ልጆቹን በግመሎች ላይ አነሣ፥ በአገሬም ያፈራውን ከብቶቹንና ንብረቱን ሁሉ ወሰደ፥ ወደ አባቱ ይስሐቅም ወደ ከነዓን ምድር ይሄድ ዘንድ ፊቱን አነሣ።

61 እና ሴቶች ልጆቼን እና ልጆቻቸውን እንድስም አልፈቀደልኝም፣ እናም ሴቶች ልጆቼን በሰይፍ ተማርኮ መራ፣ እናም አማልክቶቼን ሰረቀ እናም ሸሸ።

62 አሁንም እርሱንና የእርሱ የሆነውን ሁሉ በያቡቅ ወንዝ ተራራ ተውሁት። ምንም የሚጎድለው ነገር የለም።

63 ወደ እርሱ ትሄድ ዘንድ ብትወድ፥ ሂድ በዚያም ታገኘዋለህ፥ ነፍስህም የምትሻውን ልታደርገው ትችላለህ። የላባም መልእክተኞች መጥተው ይህን ሁሉ ለዔሳው ነገሩት።

64 ዔሳውም የላባን መልእክተኞች ቃል ሁሉ ሰማ፥ በያዕቆብም ላይ እጅግ ተቈጣ፥ ጥላቻውንም አሰበ፥ ቍጣውም በእርሱ ውስጥ ነደደ።

65 ዔሳውም ፈጥኖ ልጆቹንና ባሪያዎቹን የቤቱንም ሰዎች ስድሳ ሰዎች ወሰደ፥ ሄዶም የሖራዊውን የሴይርን ልጆች ሁሉ ሕዝባቸውንም ሦስት መቶ አርባ ሰዎች ሰበሰበ፥ ይህንም ቍጥር ሁሉ ወሰደ። አራት መቶ ሰዎች የተመዘዘም ሰይፍ ያደረጉ ሰዎች፥ ያዕቆብን ሊመታው ወደ እርሱ ሄደ።

66 ኤሳውም ይህን ቍጥር በየክፍሉ ከፈለው፥ ከልጆቹና ከባሪያዎቹም ከቤቱም ነፍስ ስድሳውን ወሰደ፥ የበኵሩን ልጁን ኤልፋዝንም አሳልፎ ሰጣቸው።

67 የቀሩትንም ራሶች ለሖራዊው ለሴይር ስድስቱ ልጆች ሰጠ፥ እያንዳንዱንም በትውልዱና በልጆቹ ላይ ሾማቸው።

68፤ የዚህም፡ ሰፈር፡ ኹሉ፡ እንደ፡ ነበረ፡ ኼደ፥ ዔሳውም፡ ወደ፡ ያዕቆብ፡ በመካከላቸው፡ ኼደ፥ ፈጥኖም፡ አሳያቸው።

69፤ የላባም፡ መልእክተኞች፡ ከዔሳው፡ ተነሥተው፡ ወደ
ከነዓን፡ ምድር፡ ኼዱ፥ ወደ፡ ያዕቆብና፡ ኤሳውም፡ እናት፡ ርብቃ፡ ቤት፡ መጡ።

70፤ እነርሱም፡- እንሆ፡ ልጅሽ፡ ኤሳው፡ አራት፡ መቶ፡ ሰዎች፡ ጋር፡ በወንድሙ፡ ያዕቆብ፡ ላይ፡ ተነሥቷል፤ እንግዲህ፡ እንደመጣ፡ ሰምቶ፡ ሊዋጋው፥
ሊመተውም፥ ያለውንም፡ ኹሉ፡ ይወስድ፡ ነበር፡ አሏት። አለው.

71 ርብቃም ፈጥና ያዕቆብን በመንገድ እንዲገናኙት ከይስሐቅ አገልጋዮች ሰባ ሁለት ሰዎች ላከች፤ ምናልባት ዔሳው በተገናኘው ጊዜ በመንገድ ላይ ይዋጋ ብላ ነበርና።

72፤ እነዚህም መልእክተኞች ያዕቆብን ሊገናኙ በመንገድ ሄዱ፥ በወንዙም መንገድ በኢያቡቅ ወንዝ ፊት ለፊት ተገናኙት፤ ያዕቆብም ባያቸው ጊዜ፡ — ይህ ሰፈር ከእግዚአብሔር ዘንድ ተሰጥቶኛልና ያዕቆብም ለእኔ የተደረገ ነው አለ። የዚያን ቦታ ስም ማክናይም ብሎ ጠራው።

73 ያዕቆብም የአባቱን ሕዝብ ሁሉ አወቀ፤ ሳማቸውም አቅፎአቸውም ከእነርሱ ጋር መጣ፤ ያዕቆብም ስለ አባቱና ስለ እናቱ ጠየቃቸው፥ እነርሱም።

74 እነዚህም መልእክተኞች ያዕቆብን፡ — እናትህ ርብቃ፡ —ልጄ ሆይ፥ ወንድምህ ዔሳው ከሖራዊው የሴይር ልጆች ሰዎች ጋር በመንገድ ላይ በአንተ ላይ እንደ ወጣ ሰምቻለሁ፡ ብላ ወደ አንተ ላከችን፡ አሉት።

75 እና ስለዚህ ልጄ ሆይ ቃሌን አድምጠህ የምታደርገውን በምክርህ እይ ወደ አንተም በመጣ ጊዜ ለምነው፥ በችኮላም አትናገረው፥

ካለህበትም ስጦታ ስጠው። አላህም ለናንተ ከሰጠህ ነገር።

76 በነገርህም በጠየቀህ ጊዜ፣ ከቁጣው ሊመለስብህ ከርሱ ምንም አትሰውር። ታላቅ ወንድምህ ነው።

77፤ ያዕቆብም፡ መልእክተኞቹ፡ የነገሯትን፡ የእናቱን፡ ቃል፡ በሰማ፡ ጊዜ፡ ያዕቆብ፡ ድምፁን፡ ከፍ፡ አምርርጦ፡ አለቀሰ፥ እናቱም፡ እንዳዘዘችው፡ አደረገ።

ምዕራፍ 32

1፤ በዚያም፡ ጊዜ፡ ያዕቆብ፡ ወደ፡ ሴይር፡ ምድር፡ ወደ፡ ወንድሙ፡ ወደ፡ ዔሳው፡ መልእክተኞችን ላከ፥ የልመናንም ቃል ተናገረው።

2 እንዲህም ብሎ አዘዛቸው፡ — ለጌታዬ ለዔሳው፡ —ባሪያህ ያዕቆብ እንዲህ ይላል።

3 ከላባ ጋር በእነዚህ ሀያ ዓመታት ነበርኩና፣ እናም አታሎኝ እና ደሞዜን አሥር ጊዜ ለወጠ፣ ይህም ሁሉ አስቀድሞ ለጌታዬ እንደ ተባለ።

4፤ በቤቱም፡ በጣም፡ ደክም፡ አመልከው፡ እግዚአብሔርም፡ መከራዬን፡ ድካሜን፡ የእጄንም ሥራ፡ አየ፥ በፊቱም፡ ጸጋንና፡ ሞገስን፡ አገኝ፡ አደረገኝ።

5 እኔም በኋላ በእግዚአብሔር ታላቅ ምሕረትና ቸርነት በሬዎችንና አህዮችን ከብቶችንም ወንዶችንም ባሪያዎችና ሴት ባሪያዎች ገዛሁ።

6 አሁንም በከነዓን ምድር ወደሚኖሩ ወደ አባቴና እናቴ ወደ አገሬና ቤቴ እመጣለሁ። ከራሴ ሀብት እንዳገኘሁ ወይም አባቴ የባረከኝ በረከት እንደ ጠቀመኝ እንዳይመስለው በጌታዬ ፊት ሞገስን አገኝ ዘንድ ጌታዬን ይህን ሁሉ እንዲያውቅልኝ ልኬ ነበር። .

7፤ እነዚያም፡ መልእክተኞች፡ ወደ፡ ዔሳው፡ ኼዱ፥ በኤዶምያስም፡ ምድር፡ ዳርቻ፡ ላይ፡ ወደ፡ ያዕቆብ፡ ሲሄድ፡ አገኙት፤ አራት፡ መቶም፡ የሖራዊ፡ የሴይር፡ ልጆች፡ ሰዎች፡ የተመዘዙ፡ ሰይፍ፡ የያዙ፡ ቆሙ።

8 የያዕቆብም መልእክተኞች ስለ ዔሳው የነገራቸውን ቃል ሁሉ ለዔሳው ነገሩት።

9 ኤሳውም በትዕቢትና በንቀት መለሰላቸው እንዲህም አላቸው፡ — በእውነት ሰምቻለሁ በእውነትም ያዕቆብ በላባን ያደረገው ተነግሮኛል እርሱም በቤቱ ከፍ ከፍ አደረገው፥ ሴቶች ልጆቹንም ሚስት አድርጎ ሰጠው። ወንዶችና ሴቶች ልጆችን ወለደ፤ በላባም ቤት በሀብትና ባለጠግነት ብዙ በዛ።

10 ሀብቱም እንደ በዛና ሀብቱ እንደ በዛ ባየ ጊዜ ገንዘቡን ሁሉ ይዞ ከላባ ቤት ሸሸ፤ የላባንንም ሴቶች ልጆች ከአባታቸው ፊት መራቃቸው፥ ሳይነግሩትም በሰይፍ ተማርከው ወሰዳቸው። .

፲፩ እናም ያዕቆብ ለላባ ብቻ ሳይሆን እንዲህ አድርጎ ለኔ ደግሞ እንዲሁ አደረገ እና ሁለት ጊዜ ተካኝ፣ እናም ዝም ልበል?

12 አሁንም ልገናኘው ዛሬ ከሰፈሮቼ ጋር መጥቻለሁ፤ እንደ ልቤም ፈቃድ አደርገዋለሁ።

13 መልእክተኞቹም ተመልሰው ወደ ያዕቆብ ቀርበው፡ — ወደ ወንድምህ ወደ ዔሳው ደረስን፥ ቃልህንም ሁሉ ነገርነው፥ እንዲህም መለሰልን፥ እነሆም ከአራት መቶ ሰዎች ጋር ሊገናኝህ ይመጣል፡ አሉት።

14፤ እንግዲህ፡ የምታደርገውን፡ እወቅና፡ እይ፥ ከእርሱም፡ ያድነኽ፡ ዘንድ፡ በእግዚአብሔር፡ ፊት፡ ጸልይ።

15፤ ለያዕቆብም መልእክተኞች የተናገረውን የወንድሙን ቃል በሰማ ጊዜ ያዕቆብ እጅግ ፈራ፥ ተጨነቀም።

16 ያዕቆብም ወደ አምላኩ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ እንዲህም አለ፡ — አቤቱ የአባቶቼ አምላክ አብርሃምና ይስሐቅ ሆይ፥ ከአባቴ ቤት በሄድሁ ጊዜ።

17 እኔ የአባትህ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅም አምላክ እግዚአብሔር ነኝ፤ ይህችን ምድር ከአንተም በኋላ ዘርህን እሰጥሃለሁ፤ ዘርህንም እንደ ሰማይ ከዋክብት አደርገዋለሁ፥ ወደ አራትም አቅጣጫ ትዘረጋለህ። የምድር ነገዶች ሁሉ በአንተና በዘርህ ይባረካሉ።

18 ቃልህንም አጸናህ፥ የልቤም ፈቃድ ለባሪያህ እንደ ሰጠኸኝ ሀብትንና ልጆችን ከብቶችንም ሰጠኸኝ፤ ከአንተ የጠየቅሁትን ሁሉ ሰጠኸኝ፥ አንዳችም አላጣሁም።

19፤ ከዚያም፡ በኋላ፡ ወደ፡ ወላጆችኽና፡ ወደ፡ ትውልድኽ፡ ተመለስ፡ እኔም፡ መልካም፡ አደርግልሻለኹ፡ አልኽኝ።

20 አሁንም መጥቼ ከላባ አዳንኸኝ፣ በዔሳው እጅ እወድቃለሁ፣ እርሱም ይገድለኛል፣ አዎን፣ ከልጆቼ እናቶች ጋር።

21፤ አሁንም፥ አቤቱ አምላክ ሆይ፥ እጅግ እፈራዋለሁና ከወንድሜ ከዔሳው እጅ አድነኝ።

22 ጽድቅም በእኔ ዘንድ ከሌለ ስለ አብርሃምና ለአባቴ ስለ ይስሐቅ አድርጉት።

23 በቸርነትና በምሕረት ይህን ሀብት እንዳገኘሁ አውቃለሁና፤ አሁንም በቸርነትህ ታድነኝ ዘንድ ትመልስልኝም ዘንድ እለምንሃለሁ።

24 ያዕቆብም ወደ እግዚአብሔር መጸለዩን ተወ፥ ከእርሱም ጋር የነበሩትን ሕዝብ በጎችና ከብቶች በሁለት ሰፈር ከፈላቸው፥ እኩሌታውንም ለአብርሃም ባሪያ ለአልዓዛር ልጅ ለዳሜሴቅ ሰፈር አድርጎ ሰጠ። ከልጆቹ ጋር፥ የቀረውንም እኩሌታ ለወንድሙ ለአልዓዛር ልጅ ለኤልያኖስ ሰፈር እንዲሆን ከልጆቹ ጋር ሰጠው።

25፤ ርሱም፡- ከሰፈራችሁ ጋር፡ ራቁ፡ አትቅረቡ፥ ኤሳውም፡ ወደ፡ አንድ፡ ሰፈር መጥቶ ቢገድለው፡ ከርቀት፡ ያለው፡ ሰፈር፡ ያመልጣል፡ ብሎ አዘዛቸው።

26፤ ያዕቆብም፡ በዚያ፡ ሌሊት፡ አደረ፥ ሌሊቱንም፡ ኹሉ፡ ለሠራዊቱና፡ ለልጆቹ፡ ለአገልጋዮቹ፡ አዘዘ።

27፤ እግዚአብሔርም፡ በዚያ፡ ቀን፡ የያዕቆብን፡ ጸሎት፡ ሰማ፥ እግዚአብሔርም፡ ያዕቆብን፡ ከወንድሙ፡ ከዔሳው፡ እጅ፡ አዳነው።

28 እግዚአብሔርም ሦስት የሰማይ መላእክትን ላከ፥ በዔሳውም ፊት ሄዱ፥ ወደ እርሱም መጡ።

29፤ እነዚህም መላእክት ሁለት ሺህ ሰዎች መስለው ለዔሳውና ለሕዝቡ ተገለጡ፥ በፈረሶችም ላይ ተቀምጠው የጦር ዕቃ ዕቃ ሁሉ ታጥቀው ነበር፤ በዔሳውና በሰዎቹም ሁሉ ፊት ለአራት ሰፈር ተከፍለው አራት አለቆች ቀረቡላቸው። .

30 አንድ ሰፈርም ሄዱ ዔሳውንም ከአራት መቶ ሰዎች ጋር ወደ ወንድሙ ወደ ያዕቆብ ሲመጣ አገኙት፤ ሰፈሩም ወደ ዔሳውና ወደ ሕዝቡ ሮጦ አስፈራራቸው፤ ዔሳውም በፍርሃት ወድቆ ከፈረሱ ላይ ወደቀ፥ ሰዎቹም ሁሉ ከእርሱ ተለዩ። እጅግ ፈርተው ነበርና በዚያ ስፍራ።

31 ከዔሳውም በሸሹ ጊዜ ሰፈሩ ሁሉ ጮኹ፤ ተዋጊዎቹም ሁሉ።

32 እኛ የያዕቆብ ባሪያዎች ነን፥ የእግዚአብሔርም ባሪያ ነን፥ ማንስ ሊቃወመን ይችላል? ዔሳውም፡- ጌታዬና ወንድሜ ያዕቆብ ጌታችሁ ነው፥ ከሃያ ዓመት ጀምሮ ያላየሁት ጌታ ነው፥ አሁንም እርሱን ለማየት ዛሬ መጥቻለሁና ይህን ታደርጋላችሁን?

33 መላእክቱም መልሰው። ሕያው እግዚአብሔርን! ስለ ያዕቆብ ወንድምህ የምትለው ያዕቆብ አልነበረምን?

34፤ ይህም፡ ሰፈር፡ ከዔሳውና፡ ከሰዎቹ፡ አልፎ፡ ኼደ፥ ኤሳውና፡ ሰዎቹም፡ ከእነርሱ፡ መካከል፡ ቃል፡ ኪዳን፡ ኾነው፡ ኼዱ፥ ሁለተኛው፡ ሰፈር፡ ኾሉ፡ ታጥቆ፡ ወደ፡ ርሱ፡ መጣ፥ በዔሳውና፡ በሰዎቹም፡ አደረጉ። ፊተኛው ሰፈር ያደርግባቸው ነበር።

35 ትተውትም ሲሄዱ፥ እነሆ፥ ሦስተኛው ሰፈር ወደ እርሱ መጣ፥ ሁሉም ደነገጡ፥ ዔሳውም ከፈረሱ ላይ ወደቀ፥ ሰፈሩም ሁሉ እንዲህ ብለው ጮኹ። የእግዚአብሔር ባሪያ ነውና ማን ሊቃወመን ይችላል?

36 ኤሳውም ደግሞ መልሶ እንዲህ ሲል መለሰላቸው፡ — ጌታዬ ያዕቆብ ጌታችሁም ወንድሜ ነው፥ ሀያ ዓመትም ፊቱን አላየሁም፥ ዛሬም እንደ መጣ በሰማሁበት ቀን ልገናኘው ሄጄ አደረግሁ። በዚህ መንገድ ታስተናግደኛለህ?

37 እነርሱም መለሱለት፡ — ሕያው እግዚአብሔርን ከአንተና ከወንዶችህ ጋር ጣልቃ አንገባም።

38 ሦስተኛውም ሰፈር ከእነርሱ አልፎ አለፈ፤ አራተኛውም ሰፈር ወደ ያዕቆብ በመጣ ጊዜ እርሱ ከሰዎቹ ጋር መንገዱን ቀጠለ፤ ሌሎችም እንዳደረጉት በእርሱና በሰዎቹ ላይ አደረጉ።

39 ኤሳውም አራቱ መላእክት በእርሱና በሰዎቹ ላይ ያደረጉትን ክፉ ነገር ባየ ጊዜ ወንድሙን ያዕቆብን እጅግ ፈራ፥ በደኅናም ሊገናኘው ሄደ።

40፤ ዔሳውም፡ በወንድሙ፡ በያዕቆብ፡ ላይ፡ ነፍሱን፡ ስለ፡ ፈራ፥ የያዘውም፡ አራቱ፡ ሰፈር፡ የያዕቆብ፡ ባሪያዎች፡ እንደ፡ ኾኑ፡ ስላሰበ፡ በያዕቆብ ላይ ያለውን ጥላቻ፡ ሰወረው።

41 ያዕቆብም በዚያች ሌሊት ከሎሌዎቹ ጋር በሰፈራቸው አደረ፤ ከእርሱም ጋር ካለው ሁሉ ከንብረቱም ሁሉ ለዔሳው ስጦታ ይሰጠው ዘንድ ከባሪያዎቹ ጋር አሰበ። ያዕቆብና ሰዎቹም በማለዳ ተነሣ፥ ከከብቶችም ለዔሳው ስጦታ መረጡ።

42 ያዕቆብም ከመንጋው ለወንድሙ ለዔሳው ይሰጠው ዘንድ የመረጠው የስጦታ መጠን ይህ ነው፤ ከመንጎችም ሁለት መቶ አርባ ራሶችን መረጠ፥ ከበግመሎችና ከአህዮችም እያንዳንዳቸው ሠላሳ፥ ከላሞችም ወሰደ። ሃምሳ ላሞችን መረጠ።

43፤ ሁሉንም፡ በዐሥር፡ መንገድ፡ አደረገ፥ እያንዳንዱንም ለብቻው፡ አደረገ፥ ለአሥሩም ባሪያዎች፡ እጅ፡ አሳልፎ፡ እያንዳንዳቸው፡ ለብቻው፡ ነዱ።

44፤ እንዲህም፡ አዘዛቸው፡ እንዲህም፡ አላቸው፡- ከእርስ በርሳችሁ ራቁ፥ በመንጋውም መካከል፡ አቅርቡ፥ ዔሳውና ከእርሱም ጋር ያሉት፡ ሲያገኙአችሁ፡ እንዲህ፡ አላችሁ፡ የማን፡ ነሽ፤ አሉ። ወዴትም ትሄዳላችሁ? ይህ ሁሉ ከእናንተ በፊት የማን ነው? በላቸው።

45፤ በፊታችን ያለውም፡ ከያዕቆብ፡ ወደ፡ ወንድሙ፡ የዔሳው ፡ ስጦታ፡ የተላከ።

46፤ እነርሱም፡ — ወንድሙን ሊቀበልና ፊቱን እንዳያይ፥ ከኋላችሁ ስለ ምን ይዘገያል ቢሉአችሁ፡ — ወንድሙን ሊገናኘው በእውነት ከኋላችን በደስታ ይመጣል፡ ብላችሁ ንገሩአቸው። ወደ እሱ በሚመጣው ስጦታ ደስ ይለኛል, እና ከዚያ በኋላ ፊቱን አያለሁ, ምናልባት ከእኔ ይቀበል ይሆናል.

47፤ ስጦታውም ሁሉ በባሪያዎቹ እጅ አለፈ፥ በዚያም ቀን በፊቱ ሄደ፥ በዚያም ሌሊት ከሠራዊቱ ጋር በያቡቅ ወንዝ ዳርቻ አደረ፥ በሌሊትም ተነሣ። ሚስቶቹንም ባሪያዎቹንም የእርሱንም ሁሉ ወሰደ፥ በዚያም ሌሊት የያቡክን መሻገሪያ አለፋቸው።

48፤ ያለውን፡ ኹሉ፡ በወንዙ፡ አሻገረ፡ ጊዜ፡ ያዕቆብ፡ ብቻውን፡ ቀረ፥ አንድ፡ ሰውም፡ ተገናኘው፥ በዚያም፡ ሌሊት፡ እስከ፡ ምት፡ ድረስ፡ ታገለለት፥ የያዕቆብም ጭኑ፡ ጉድጓድ፡ ቈረጠ። ከእርሱ ጋር መታገል.

49 በነጋም ጊዜ ሰውየው ያዕቆብን በዚያ ተወው ባረከውም ሄደም ያዕቆብም በነጋ ጊዜ ወንዙን አለፈ በጭኑም ላይ ቆመ።

50 ወንዙን ባለፈ ጊዜ ፀሐይ ወጣችበት፥ ወደ ከብቶቹና ወደ ልጆቹም ስፍራ ወጣ።

፶፩ እናም እስከ ቀትር ድረስ ሄዱ፣ እናም እየሄዱ ሳሉ ስጦታው በፊታቸው ያልፋል።

52 ያዕቆብም ዓይኑን አንሥቶ አየ፥ እነሆም ዔሳው በሩቅ ሆኖ ከብዙ ሰዎች ጋር ሲመጣ አየ፤

52 ያዕቆብም ወንድሙን እጅግ ፈራ።

53 ያዕቆብም ቸኩሎ ልጆቹን ለሚስቶቹና ለባሮቹ ከፋፈለት፥ ሴት ልጁንም ዲናን በሣጥን ውስጥ አኖረ፥ ለባሪያዎቹም አሳልፎ ሰጣቸው።

54 በልጆቹና በሚስቶቹም ፊት ወንድሙን ሊገናኘው አለፈ፣ በምድርም ላይ ሰገደ፣ እናም ወደ ወንድሙ እስኪቀርብ ድረስ ሰባት ጊዜ ሰገደ፣ እናም እግዚአብሔር ለያዕቆብ በዔሳው እና በእሱ ፊት ሞገስንና ሞገስን እንዲያገኝ አደረገው። እግዚአብሔር የያዕቆብን ጸሎት ሰምቶ ነበርና ሰዎች።

55 ዔሳውም የእግዚአብሔር መላእክት በዔሳው ላይ ስላደረጉት ነገር ያዕቆብን እጅግ ፈርቶ

ነበርና የያዕቆብን ፍርሃትና ድንጋጤውን በወንድሙ በዔሳው ላይ ወደቀ።

56፤ ዔሳውም፡ ያዕቆብ፡ ወደ፡ ርሱ፡ ሲሮጥ፡ ባየ፡ ጊዜ፡ ወደ፡ ርሱ፡ ሮጠ፡ አቀፈውም፣ በዐንገቱም፡ ላይ፡ ሳሙ፡ አለቀሱም።

57፤ እግዚአብሔርም፡ ከዔሳው፡ ጋራ፡ በመጡት፡ ሰዎች፡ ልብ፡ ያእቆብንን፡ ፍርሃትና፡ ቸርነት፡ አኖረው፤ እነርሱም ደግሞ፡ ያዕቆብን፡ ሳሙት፣ አቀፉትም።

58 ደግሞም የዔሳው ልጅ ኤልፋዝ ከአራቱ ወንድሞቹ ከዔሳው ልጆች ጋር አለቀሰ፤ ያዕቆብንም ፈርተው በሁሉም ላይ ወድቆ ነበርና ሳሙት፣ ተቃቀፉትም።

59 ኤሳውም ዓይኑን አነሣ፣ ሴቶቹም በዘሮቻቸው የያዕቆብ ልጆች ከያዕቆብ በኋላ ሲሄዱ ለዔሳውም መንገድ ሲሰግዱ አየ።

60 ኤሳውም ያዕቆብን፦ ወንድሜ ሆይ፣ እነዚህ ከአንተ ጋር እነማን ናቸው? ልጆችህ ናቸው ወይስ ባሪያዎችህ ናቸው? ያዕቆብም ለዔሳው እንዲህ ብሎ መለሰለት።

61 ያዕቆብም ለዔሳውና ሰዎቹ ሲናገር፣ ዔሳው ሰፈሩን ሁሉ አየ፣ ያዕቆብንም፦ ትናንት ሌሊት ያገኘሁትን ሰፈር ሁሉ ከወዴት አመጣህ? በጌታዬ ፊት ሞገስን አገኝ ዘንድ እግዚአብሔር ለባሪያህ በጸጋ የሰጠው ነው አለ።

62፤ ስጦታውም በዔሳው ፊት ቀረበ፣ ያዕቆብም ዔሳውን፡ “ወደ ጌታዬ ያመጣሁትን ስጦታ እባክህ ውሰድ፤ ዔሳውም፡ — ይህ ዓላማዬ ስለ ምንድር ነው? ያለህን ለራስህ ጠብቅ።

63 ያዕቆብም አለ፡ — ፊትህን ስላየሁ አሁንም በሰላም እንድትኖር ይህን ሁሉ እሰጥ ዘንድ ይገባኛል፡ አለ።

64 ኤሳውም ስጦታውን ይወስድ ዘንድ እንቢ አለ፤ ያዕቆብም እንዲህ አለው፡ — ጌታዬ ሆይ፣ በፊትህ ሞገስ አግኝቼ እንደ ሆንሁ ስጦታዬን ከእጄ ተቀበል፤ ስለዚህ ፊትህን አይቻለሁና፣ እኔም ፊትህን አይቻለሁና አለው። አምላክን የሚመስል ፊት አይተህ ነበር፣ በእኔ ደስ ስላለህ።

65 ዔሳውም እጅ መንሻውን ወሰደ ያዕቆብም ደግሞ ብርና ወርቅ ብዴሊምንም ለዔሳው ሰጠው፤ አስጨንቆት ነበርና ወሰዳቸው።

66 ኤሳውም በሰፈሩ ያሉትን ከብቶች ከፈለ፣ ግማሹንም ከእርሱ ጋር አብረው ለመጡት ሰዎች ሰጣቸው፣ እኵሌታውንም በልጆቹ እጅ አሳልፎ ሰጣቸው።

67 ብሩንና ወርቅን በዴሊምንም በበኵሩ ልጁ ለኤልፋዝ ሰጠው፤ ዔሳውም ያዕቆብን፦ ከአንተ ጋር እንኑር፣ ከእኔም ጋር እስክትመጣ ድረስ በዝግታ ከአንተ ጋር እንሂድ አለው። አብረው ሊኖሩ ይችላሉ።

68 ያዕቆብም ለወንድሙ መለሰ እንዲህም አለ፡ — ጌታዬ የነገረኝን ባደርግ ደስ ይለኛል፤ ጌታዬ ግን ልጆቹ ደካሞች እንደ ሆኑ ያውቃል፣ ከእኔም ጋር ያሉት በጎችና ላሞች ከግልገሎቻቸው ጋር ቢሄዱ በዝግታ ኺዱ። አንተ ሸክማቸውንና ድካማቸውን ታውቃለህና ሁሉም ፈጥነው ይሞታሉ።

69፤ ስለዚህ ጌታዬ በባሪያው ፊት ይለፍ፣ እኔም ወደ ሴይር ወደ ጌታዬ ስፍራ እስክደርስ ድረስ ስለ ልጆችና ስለ መንጋው በዝግታ እሄዳለሁ።

70 ኤሳውም ያዕቆብን፦ በመንገድ ላይ ይጠብቁህ ዘንድ፣ ድካምህንና ሸክምህን ይሸከም ዘንድ ከእኔ ጋር ካሉት ሰዎች አቆማለሁ፤ እርሱም፡ — ጌታዬ ብችል ምን ያስፈልገኛል፡ አለው። በፊትህ ሞገስን አግኝ?

71 እነሆ፣ እንደ ተናገርህ በዚያ እቀመጥ ዘንድ ወደ ሴይር እመጣሃለሁ፤ እኔም እከተልሃለሁና ከሕዝብህ ጋር ሂድ።

72 ያዕቆብም ዔሳውንና ሰዎቹን ከእርሱ ያርቅ ዘንድ ያዕቆብም ወደ አባቱ ቤት ወደ ከነዓን ምድር ይሄድ ዘንድ ለዔሳው እንዲህ አለው።

73 ዔሳውም የያዕቆብን ቃል ሰማ፤ ዔሳውም ከእርሱ ጋር ከነበሩት አራት መቶ ሰዎች ጋር ወደ ሴይር በመንገዳቸው ተመለሰ፤ ያዕቆብና የእርሱም ንብረት ሁሉ በዚያ ቀን እስከ ከነዓን ምድር ዳርቻ ድረስ ሄዱ። ድንበሮች, እና እዚያ ጥቂት ጊዜ ቆየ.

ምዕራፍ 33

1 ከተወሰነ ጊዜም በኋላ ያዕቆብ ከአገሩ ዳርቻ ሄደ፣ ወደ ሻሌም ምድር ወደ እርስዋ በከነዓን ምድር ወዳለችው ወደ ሴኬም ምድር መጣ፣ በከተማይቱም ፊት ለፊት ዐረፈ።

2፤ ከዚያም፡ ከነበረው፡ የእርሻ፡ ዕቃ፡ ከአገሩ፡ ሕዝብ፡ ከኤሞር፡ ልጆች፡ በአምስት፡ ሰቅል፡ ገዛ።

3 ያዕቆብም በዚያ ለራሱ ቤት ሠራ፣ በዚያም ድንኳኑን ተከለ፣ ለከብቶቹም ዳሶችን ሠራ፤ ስለዚህም የዚያን ቦታ ስም ሱኮት ብሎ ጠራው።

4 ያዕቆብም በሱኮት አንድ ዓመት ከስድስት ወር ተቀመጠ።

5፤ በዚያን፡ ጊዜ፡ በዚያን፡ ጊዜ፡ ከአገሩ፡ ሴቶች፡ ሴቶች፡ ወደ፡ ሴኬም፡ ከተማ፡ ኼዱ፡ ከከተማይቱም፡ ሴቶች፡ ልጆች፡ ጋራ፡ ደስ፡ ዘንድ፡ ሊዘፍኑ፡ ኼዱ፣ በወጡም ጊዜ፡ የያዕቆብ፡ ሚስቶች፡ ራሔልና፡ ልያ፡ ከቤተሰባቸው፡ ጋራ። ደግሞም የከተማይቱን ሴቶች ልጆች ደስታ ለማየት ሄዱ።

6 የያዕቆብም ልጅ ዲና ከእነርሱ ጋር ሄደች የከተማይቱንም ሴቶች ልጆች አየች፤ በዚያም በእነዚህ ሴቶች ልጆች ፊት ተቀመጡ የከተማይቱም ሰዎች ሁሉ ደስታቸውንም የሕዝቡንም ታላላቆች ሁሉ ለማየት በአጠገባቸው ቆመው ነበር። ከተማ ነበሩ።

7 የአገሩም አለቃ የኤሞር ልጅ ሴኬም እነርሱን ለማየት በዚያ ቆሞ ነበር።

8 ሴኬምም የያዕቆብን ልጅ ዲናን ከእናቷ ጋር በከተማይቱ ሴቶች ፊት ተቀምጣ አየ፤ ብላቴናይቱም እጅግ ደስ አሰኘችው፤ በዚያም ወዳጆቹንና ሕዝቡን፦ እኔ ከሴቶች መካከል የተቀመጠችው የማን ልጅ ናት ብሎ ጠየቀ። በዚህ ከተማ ውስጥ አያውቁም?

9 እነርሱም፡ — ይህች የዕብራዊው የይስሐቅ ልጅ የያዕቆብ ልጅ ናት፣ በዚህች ከተማ ጥቂት ጊዜ ተቀምጣለች፣ የአገሩም ሴቶች ልጆች ደስ ሊላቸው እንደ ወጡ በተሰማ ጊዜ፣ አብራው ሄደች አሉት። እናቷና ሴት ባሪያዎቿ እንዳየሃቸው በመካከላቸው ይቀመጡ።

10 ሴኬምም የያዕቆብን ልጅ ዲናን አየ፥ ባያትም ጊዜ ነፍሱ በዲና ላይ ሆነች።

11 ልኮም አስገባት፤ ዲናም ወደ ሴኬም ቤት መጣች፥ በኃይልም ያዘት ከእርስዋም ጋር ተኛ፥ አዋረዳትም፥ እጅግም ወደዳት፥ በቤቱም አኖራቸው።

12 መጥተውም ነገሩን ለያዕቆብ ነገሩት፤ ያዕቆብም ሴኬም ሴት ልጁን ዲናን እንዳስነካ በሰማ ጊዜ ያዕቆብ ዲናን ከሴኬም ቤት ያመጡ ዘንድ አሥራ ሁለት አገልጋዮቹን ላከ፤ እነርሱም ሄደው ይወስዱአቸው ዘንድ ወደ ሴኬም ቤት መጡ። ዲናን ከዚያ ራቅ።

13 ሴኬምም በመጡ ጊዜ ሰዎቹና ሰዎቹ ወደ እነርሱ ወጣ፥ ከቤቱም አሳደዳቸው፥ ወደ ዲናም ይገቡ ዘንድ አልፈቀደም፥ ሴኬምም ዲና ጋር ተቀምጦ ነበር እየሳማትና አቅፎአት።

14 የያዕቆብም ባሪያዎች ተመልሰው መጥተው፡ — በመጣን ጊዜ እርሱና ሰዎቹ አሳደዱን፥ ሴኬምም በዓይናችን በዲና ላይ እንዲህ አደረገ፡ ብለው ነገሩት።

15 ያዕቆብም ሴኬም ሴት ልጁን እንዳረከሰ አወቀ፥ ነገር ግን ምንም አልተናገረም፤ ልጆቹም ከብቶቹን በሜዳ ሲጠብቁ ነበር፤ ያዕቆብም እስኪመለሱ ድረስ ዝም አለ።

16 ልጆቹም ሳይመጡ ያዕቆብ በሴኬም ቤት ዲናን እንዲጠብቁ ከእርስዋም ጋር ይቀመጡ ዘንድ ከባሪያዎቹ ሴቶች ልጆች ሁለት ገረዶች ላከ፤ ሴኬምም ሦስት ወዳጆቹን ወደ አባቱ ወደ ኪዲቄም ልጅ ወደ ኤሞር ላከ። የፔሬድ ልጅ። ይህችን ብላቴና ሚስት አድርጉልኝ አለ።

17 የኤዊያዊው የኪዲቄም ልጅ ኤሞር ወደ ልጁ ሴኬም ቤት መጣ፥ በፊቱም ተቀመጠ፤ ኤሞርም ልጁን፦ ሴኬምን፡ — ከሕዝብህ ሴቶች ልጆች መካከል ዕብራዊ ትወስድ ዘንድ ሴት የለችምን፡ አለው። ከሕዝብሽ ያልሆነች ሴት ማን ናት?

18 ሴኬምም። በፊቴ ወድዳለችና አንዲትዋን ለእኔ ብቻ ልታገኝ ይገባታል፡ አለው። ኤሞርም በእርሱ ዘንድ እጅግ የተወደደ ነበርና እንደ ልጁ ቃል አደረገ።

19 ኤሞርም ስለዚህ ነገር ሊነግረው ወደ ያዕቆብ ወጣ፤ ከልጁ ከሴኬም ቤት በሄደ ጊዜ፥ ወደ ያዕቆብም ሊናገረው ሳይመጣ፥ እነሆ፥ የያዕቆብ ልጆች ከእርሻ መጥተው ነበር፤ የኤሞር ልጅ ሴኬም ያደረገውን በሰሙ ጊዜ።

፳ እናም ሰዎቹ በእህታቸው ጉዳይ በጣም አዘኑ፣ እናም ሁሉም በከብቶቻቸው ከመሰብሰቡ በፊት በቁጣ ተሞልተው ወደ ቤታቸው መጡ።

21፤ መጥተውም፡ በአባታቸው፡ ፊት፡ ተቀመጡ፥ ቍጣም፡ አስቄጥተው፡ ተናገሩት፡ እንዲህም፡ አሉ፡ በእውነት፡ ሞት፡ ለዚህ፡ ሰውና፡ ለቤቱ፡ ነው፥ የምድር፡ ኹሉ፡ አምላክ፡ እግዚአብሔር፡ ኖኅንና፡ ልጆቹን፡ ከቶ፡ ለዘለዓለም፡ አይዘርፍ፡ ዘንድ፡ አዝዟል። አታመንዝር; አሁንም እነሆ ሴኬም አጥፍቷል ከእኅታችንንም ጋር ሴሰናል፥ ከከተማይቱም ሰዎች ሁሉ አንድ ስንኳ አልተናገረለትም።

22 ስለ ሠራውም ነገር የሞት ፍርድ በሴኬምና በአባቱና በከተማው ሁሉ ላይ እንደ ሆነ አንተ ታውቃለህ፥ አንተም ታውቃለህ።

23፤ ስለዚህም፡ ነገር፡ በአባታቸው፡ ፊት፡ ሲናገሩ፡ እንሆ፡ የሴኬም፡ አባት፡ ኤሞር፡ ስለ ዲና፡ የልጁን፡ ቃል፡ ለያዕቆብ፡ ይናገረው፡ መጣ፥ በያዕቆብና፡ በልጆቹም፡ ፊት፡ ተቀመጠ።

24 ኤሞርም እንዲህ ሲል ተናገራቸው። ሚስት እንድትሆነው እንድትሰጠው እለምንሃለሁ፥ ከእኛም ጋር አግባ። ሴቶች ልጆቻችሁን ስጡን፥ ሴቶች ልጆቻችንንም እንሰጣችኋለን፥ ከእኛም ጋር በምድራችን ተቀመጡ፥ በምድርም ላይ እንደ አንድ ሕዝብ እንሆናለን።

25 ምድራችን እጅግ ሰፊ ናትና ተቀመጡባት ነግዱባትም ግዙአትም የፈለጋችሁትንም አድርጉባት፤ አንድም ቃል የሚነግራችሁ ማንም የለም።

26 ኤሞርም ለያዕቆብና ለልጆቹ መናገሩን ተወ፥ እነሆም ልጁ ሴኬም ተከተለው፥ በፊታቸውም ተቀመጠ።

27፤ ሴኬምም፡ በያዕቆብና፡ በልጆቹ፡ ፊት፡ እንዲህ፡ ብሎ፡ ተናገረ፡ እንዲህ፡ ብሎ፡ ተናገረ።

28 ጥሎብና ስጦታ ብዛት ለምኑኝ፥ እኔም እሰጣለሁ፥ የምትለኝንም ሁሉ አደርገዋለሁ፤ በትእዛዛችሁም ላይ የሚያምጽ ሁሉ ይሞታል። ብላቴናይቱን ለሚስት ብቻ ስጡኝ።

29 ስምዖንና ሌዊም ለኤሞርና ለልጁ ለሴኬም በተንኰል መለሱ፡ — የነገርከንን ሁሉ እናደርግላችኋለን።

30 እና እነሆ እህታችን በቤትህ ናት፣ ነገር ግን ስለዚህ ጉዳይ ወደ አባታችን ይስሐቅ እስክንልክ ድረስ ከእርስዋ ራቅ፤ ያለ እሱ ፈቃድ ምንም ማድረግ አንችልም።

31 እርሱ የአባታችንን የአብርሃምን መንገድ ያውቃልና፥ የሚለንንም እንነግራችኋለን።

32፤ ስምዖንና፡ ሌዊም፡ በሴኬምና፡ በዚህ፡ ነገር፡ በከተማው፡ ላይ፡ የሚደረገውን፡ ነገር፡ እንዲፈልጉ፡ ዘንድ፡ ይመክሩ፡ ዘንድ፡ ለሴኬምና፡ አባቱ፡ ይህንን፡ ተናገሩ።

33 ሴኬምም አባቱም የስምዖንንና የሌዊን ቃል በሰሙ ጊዜ በፊታቸው ደስ ብሎአቸው ነበር፤ ሴኬምም አባቱም ወደ ቤት ሊሄዱ ወጡ።

34 በሄዱም ጊዜ የያዕቆብ ልጆች አባታቸውን እንዲህ አሉት፡ — እነሆ፥ ለኖህና ለልጆቹና ለልጆቹ እግዚአብሔር ያዘዘውን ስለ ተላለፉ ሞት በእነዚህ በኃጢአተኞችና በከተማቸው ላይ እንደ ሆነ እናውቃለን። ከነሱ በኋላ ዘር.

፴፭ እና ደግሞ ሴኬም በእህታችን በዲና ላይ ይህን ነገር ስላደረጋት፣ እንዲህ ያለ ርኩሰት በእኛ መካከል ፈጽሞ አይደረግምና።

36 አሁንም የምታደርገውን እወቅና እይ፤ በዚህች ከተማ የሚኖሩትን ሁሉ ትገድሉ ዘንድ ምክክር ጠይቅና የሚደርስባቸውንም አስመሰይ።

37፤ ስምዖንም፡ እንዲህ፡ አላቸው፦ ይህ፡ መልካም፡ ምክር፡ ነህ፤ እኛ፡ እንደ፡ ተገረዝን፡ ወንድ፡ ኹሉ፡ ኹሉ፡ እንዲገረዙ፡ ንገሯቸው፤ ይህንም፡ ማድረግ፡ ባይፈልጉ፡ ልጃችንን፡ ከእነርሱ፡ እንወስዳለን፡ እንሄዳለን።

38 ይህንም ለማድረግ ፈቃደኛ ቢሆኑና ቢያደርጉት፣ በሥቃያቸው ወደ ውስጥ

ወድቀው፣ ዝምተኛና ሰላማዊ በሆነ ሰው ላይ እንደምንሆን በሰይፋችን እንመታቸዋለን፤ ከመካከላቸውም ያለውን ወንድ ሁሉ እንገድላለን።

39 የስምዖንም ምክር ደስ አሰኛቸው፤ ስምዖንና ሌዊም እንደ ታሰበው ያደርግባቸው ዘንድ ወሰኑ።

40፤ በነጋውም፡ ማለዳ፡ ሴኬምና፡ አባቱ፡ ኤሞር፡ ስለ ዲና፡ ይናገሩ ዘንድ፥ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ ለቃላቸው፡ የሚሰጡትን፡ መልስ፡ ይሰሙ ዘንድ፡ ወደ ያዕቆብና፡ ልጆቹ፡ ተመለሱ።

41 የያዕቆብም ልጆች።

42 እርሱ ግን ተናገረን እንዲህም አለ፡ — አባቱ አብርሃም እንዲሁ ከምድር ሁሉ ጌታ ከእግዚአብሔር ዘንድ አዘዘው፡ ከዘሩም ያልሆነ ከሴቶቹ ልጆቹ አንዲቱን ሊያገባ የሚወድ ሁሉ ወንድን ሁሉ ያገባ ዘንድ እኛ እንደ ተገረዝን እርሱን ይገረዝ፥ ከዚያም ሴት ልጃችንን እናገባዋለን።

43 አሁንም አባታችን የነገረንን መንገዳችንን ሁሉ አሳወቅንህ፤ ይህን የነገርኸን ሴት ልጃችንን ላልተገረዘ ሰው እንድንሰጥ አንችልምና፥ ለእኛ ነውር ነውና።

44፤ ነገር፡ ግን፡ ለእናንተ፡ ልጃችንን፡ እንሰጣችሁ፡ ዘንድ፡ እሺ፡ እንሆናለን፥ እናም ደግሞ፡ ሴቶች፡ ልጆቻችሁን፡ ለራሳችን፡ እንወስዳለን፥ በመካከላችሁም፡ እንኖራለን፥ እንደ ተናገራችሁም፡ አንድ፡ ሕዝብ እንሆናለን። እኛ እንደ ተገረዝን የእናንተን ወንድ ሁሉ እንገረዝ ዘንድ እንደ እኛ።

45 ባትሰሙንም፥ እንዳዘዝነውም ወንድ ሁሉ እኛ እንደተገረዝነው ትገረዙ ዘንድ ባትሰሙኝ፥ ወደ አንተ እንመጣለን፥ ሴት ልጃችንንም ከአንተ ወስደን እንሄዳለን።

46 ሴኬም እና አባቱ ኤሞር የያዕቆብን ልጆች ቃል ሰሙ፥ ነገሩም እጅግ ደስ አሰኛቸው፥ ሴኬምም አባቱ ኤሞርም የያዕቆብን ልጆች ፈቃድ ለማድረግ ቸኮሉ፤ ሴኬም ዲናን እጅግ ይወድ ነበርና ነፍስ በእሷ ላይ ተጨነቀች።

47 ሴኬምና አባቱ ኤሞርም ወደ ከተማይቱ በር ፈጥነው መጡ የከተማቸውንም ሰዎች ሁሉ ሰብስበው የያዕቆብን ልጆች ቃል እንዲህ ብለው ተናገሩ።

48 ወደ እነዚህ ሰዎች፣ የያዕቆብ ልጆች ደረስን፣ እና ስለ ሴት ልጃቸው ተነጋገርንላቸው፣ እናም እነዚህ ሰዎች እንደፍላጎታችን ለማድረግ ተስማምተዋል፣ እናም እነሆ ምድራችን ለእነርሱ ታላቅ ናት፣ እናም በእሷ ውስጥ ይኖራሉ። በእርሱም እንነግድበት አንድ ሕዝብም እንሆናለን። ሴቶች ልጆቻቸውን እንወስዳለን፥ ሴቶች ልጆቻችንንም ሚስቶቻቸውን እንሰጣቸዋለን።

49፤ ነገር፡ ግን፡ ይህን፡ ነገር፡ እንዲያደርጉ፡ እነዚህ፡ ሰዎች፡ ኹሉ፡ አምላካቸው፡ እንዳዘዛቸው፡ እንደ ተገረዙ፡ ይገረዙ፡ ዘንድ፡ ነው፥ እንዲገረዙም፡ እንደ፡ ታዘዙአቸው፡ ባደረግን፡ ጊዜ፡ እንግዲህ፡ ይገረዙ፡ ዘንድ፡ ነው። ከከብቶቻቸውና ከንብረቶቻቸው ጋር በመካከላችን ተቀመጡ። ከእነርሱም ጋር እንደ አንድ ሕዝብ እንሆናለን።

50 የከተማውም ሰዎች ሁሉ የሴኬምንና የአባቱን የኤሞርን ቃል በሰሙ ጊዜ የከተማቸው ሰዎች ሁሉ በዚህ ሐሳብ ተስማምተው ይገረዙ ዘንድ ታዘዙ፤ ሴኬምና አባቱ ኤሞርም በእነርሱ ዘንድ እጅግ የተከበሩ ነበሩና። የሀገር አለቆች በመሆን።

51 በማግሥቱም ሴኬምና አባቱ ኤሞር ማልደው ተነሡ፥ የከተማቸውንም ሰዎች ሁሉ ወደ ከተማይቱ መካከል ሰብስበው የያዕቆብን ልጆች ጠሩ፥ ወንዶቹንም ሁሉ ገረዙ። በዚያም ቀንና በሚቀጥለውም (አስታውስ)።

52 ሴኬምንና አባቱን ኤሞርን አምስቱንም የሴኬምን ወንድሞች ገረዙአቸው፤ ሁሉም ተነሥተው ወደ ቤታቸው ሄዱ፤ ይህ ነገር ከእግዚአብሔር ዘንድ በሴኬም ከተማ ላይ ነውና ከእግዚአብሔርም ዘንድ በዚህ ነገር ምክር ሆነ። እግዚአብሔር የሴኬምን ከተማ በያዕቆብ ልጆች እጅ አሳልፎ እንዲሰጥ ነው።

ምዕራፍ 34

1፤ የተገረዙትም የወንዶች ሁሉ ቊጥር ስድስት መቶ አርባ አምስት ሰዎች፥ ሁለት መቶ አርባ ስድስት ልጆች ነበሩ።

2 ነገር ግን የሐሞር አባት የፋሬድ ልጅ ኪዲቄም ስድስቱም ወንድሞቹ ሴኬምንና አባቱን ኤሞርን አልሰሙም፥ አይገረዙምም ነበር፤ የያዕቆብ ልጆች ሐሳብ በፊታቸው አስጸያፊ ነበርና። የከተማይቱም ሰዎች አልሰሙአቸውም ነበርና ስለዚህም እጅግ ተቈጡ።

3፤ በሁለተኛውም ቀን በመሸ ጊዜ ያልተገረዙ ስምንት ሕፃናትን አገኙ፤ እናቶቻቸው ከሴኬም ከአባቱም ከኤሞር ከከተማይቱም ሰዎች ሰዉራቸዋለችና።

4 ሴኬምና አባቱ ኤሞርም እንዲገረዙአቸው ወደ እነርሱ እንዲያመጡአቸው ላኩ፤ ኪዲቄምና ስድስት ወንድሞቹም በሰይፋቸው ተነሥተው ሊገድሏቸው ፈለጉ።

፭ እናም ሴኬምንና አባቱን ኤሞርን ደግሞ ሊገድሉ ፈለጉ ስለዚህ ነገር ከእነርሱ ጋር ዲናን ሊገድሉ ፈለጉ።

6 እነርሱም። ይህ ያደረጋችሁት ነገር ምንድን ነው? እናንተ ቀድማችሁ የማታውቁትን የዕብራውያንን ሴቶች ልጆች ልታገባ የምትወዱ ከወንድሞቻችሁ ከከነዓናውያን ሴቶች ልጆች መካከል ሴቶች የሉምን? አባቶቻችሁ ያላዘዛችሁትን ይህን ታደርጋላችሁን?

7 በዚህ በሠራኸው ድርጊት የሚሳካልህ ይመስልሃል? ነገ መጥተው ስለዚህ ነገር ለሚጠይቁአችሁ ለወንድሞቻችሁ ለከነዓናውያን በዚህ ነገር ምን ትመልሳላችሁ?

8፤ ሥራችሁም በፊታቸው ጽድቅና መልካም ባይመስል፥ ቃላችንን ሳትሰሙ ለነፍሳችሁ ለእኔም ስለ ነፍሳችን ምን ታደርጋላችሁ?

9፤ በምድሪቱም፡ የሚኖሩ፡ ወንድሞቻችሁ፡ የካም፡ ልጆች፡ ኹሉ፡ እንግዲህ።

10 ስለ አንዲት ዕብራዊት ሴት ሴኬምና አባቱ ኤሞር በከተማቸውም የሚኖሩ ሁሉ ያላወቁትንና አባቶቻቸው ያላዘዙአቸውን አደረጉ፤ እንግዲህ ወዴት ትበርራለህ ወይም እፍረትህን ትሰውራለህ። በከነዓን ምድር በሚኖሩ በወንድሞቻችሁ ፊት ዘመናችሁን?

11፤ ስለዚህ፡ ያደረግኸውን፡ ነገር፡ እንታገሥ፡ ዘንድ፡ አባቶቻችን፡ ያላዘዙንን፡ ቀንበር፡ በላያችን፡ እንሸከም፡ አንችልም።

12፤ እነሆ፥ ነገ ሄደን ወንድሞቻችንን ሁሉ ከነዓናውያንን በምድሪቱ የሚኖሩትን ወንድሞች እንሰበስባለን፥ ሁላችንም መጥተን አንተንና በአንተ የሚታመኑትን ሁሉ እንመታቸዋለን፥ ከአንተና ከእነርሱም ቅሬታ እንዳይቀር።

13 ኤሞርና ልጁ ሴኬም የከተማውም ሰዎች ሁሉ የኪዲቄምንና የወንድሞቹን ቃል በሰሙ ጊዜ ከቃላቸው የተነሣ ሕይወታቸውን እጅግ ፈሩ፥ ስላደረጉትም ንስሐ ገቡ።

14 ሴኬምና አባቱ ኤሞርም ለአባታቸው ለኪዲቄምና ለወንድሞቹ፡ — የነገርኸን ቃል ሁሉ እውነት ነው፡ አሏቸው።

15 አሁንም አባቶቻችን ያላዘዙንን ከዕብራውያን ፍቅር የተነሣ አድርገናል አትበሉ በልባችሁም አታስቡ።

፲፮ ነገር ግን በዚህ ሁኔታ ካልሆነ በቀር ሴት ልጃቸውን ልንወስዳት እንደምንፈልግ የኛን ፍላጎት መቀበል ፍላጎታቸውና ፍላጎታቸው እንዳልሆነ ስላየን ድምፃቸውን ሰምተን ይህን ያየኸውን ተግባር አደረግንላቸው። ፍላጎታችን ከነሱ ነው።

፲፯ እናም ከእነርሱ ዘንድ ልመናችንን በተቀበልን ጊዜ፣ ወደ እነርሱ እንመለሳለን እናም የምትለንን እናደርግባቸዋለን።

፲፰ እንግዲህ ሥጋችን እስኪፈወስ እና እስክንበረታ ድረስ እንድትቆዩ እና እንድትቆዩ እንለምናችኋለን፣ እናም እኛ በነሱ ላይ አብረን እንሄዳለን እናም በልባችሁ እና በእኛ ያለውን እናደርግባቸዋለን።

19 የያዕቆብም ልጅ ዲና ኪዲቄምና ወንድሞቹ የተናገሩትን ቃል ሁሉ ኤሞርና ልጁ ሴኬም የከተማቸውም ሰዎች የመለሱላቸውን ሰማች።

20 እርስዋም ፈጥና በሴኬም ቤት እንዲንከባከባት አባቷ የላከውን ከገረዶችዋ አንዱን ወደ አባቷ ወደ ያዕቆብና ወደ ወንድሞቿ እንዲህ ስትል ላከች።

21 ቄዲቄም ወንድሞቹም ስለ አንተ ምክር ሰጡ፤ እና ኤሞርና ሴኬም የከተማውም ሰዎች እንዲህ ብለው መለሱላቸው።

22 ያዕቆብም ይህን ቃል በሰማ ጊዜ ተቈጣ፥ ተቈጣባቸውም፥ ቍጣውም በእነርሱ ላይ ነደደ።

23፤ ስምዖንና፡ ሌዊም፡ ማሉ።

24 ሀያም ያልተገረዙ ብላቴኖች ራሳቸውን ሸሽገው ነበር፤ እነዚህም ጕልማሶች ከስምዖንና ከሌዊ ጋር ተዋጉ፥ ስምዖንና ሌዊም ከእነርሱ አሥራ ስምንቱን ገደሉ፥ ሁለቱም ከእነርሱ ሸሹ፥ በከተማይቱም ወዳለው የኖራ ጕድጓድ አምልጠዋል። ስምዖንና ሌዊ ፈለጉአቸው፥ ነገር ግን አላገኟቸውም።

25 ስምዖንና ሌዊም በከተማይቱ ውስጥ ዘሩ፥ የከተማይቱንም ሰዎች ሁሉ በሰይፍ ስለት ገደሉ፥ አንድም አላስቀሩም።

፳፮ እናም በከተማዋ መካከል ታላቅ ድንጋጤ ሆነ፣ እናም የከተማይቱ ሰዎች ጩኸት ወደ ሰማይ ወጣ፣ እናም ሁሉም ሴቶች እና ህጻናት ጮክ ብለው ጮኹ።

27 ስምዖንና ሌዊም ከተማይቱን ሁሉ ገደሉ፤ በከተማው ሁሉ አንድ ወንድ አልቀረም።

28 ኤሞርንና ልጁን ሴኬምንም በሰይፍ ስለት ገደሉ፥ ዲናንም ከሴኬም ቤት ወሰዱት፥ ከዚያም ሄዱ።

29 የያዕቆብም ልጆች ሄደው ተመለሱ፥ የተገደሉትንም መጡ፥ በከተማይቱም በእርሻም ያለውን ንብረታቸውን ሁሉ ዘረፉ።

30 ሲዘርፉም ሦስት መቶ ሰዎች ተነሥተው ትቢያ ወረወሩባቸው በድንጋይም መቱአቸው፤ ስምዖንም ወደ እነርሱ ዘወር ብሎ ሁሉንም በሰይፍ ስለት ገደለው፤ ስምዖንም በሌዊ ፊት ዘወር ብሎ መጣ። ወደ ከተማው ውስጥ.

፴፩ እናም በጎቻቸውንና በሬዎቻቸውን ከብቶቻቸውንም እንዲሁም የቀሩትን ሴቶቹና ታናናሾቹን ወሰዱ፣ እናም እነዚህን ሁሉ ወሰዱ፣ እናም በር ከፍተው ወጡና ወደ አባታቸው ያዕቆብ በብርቱ መጡ።

32 ያዕቆብም በከተማይቱ ላይ ያደረጉትን ሁሉ ባየ ጊዜ፥ የወሰዱትንም ምርኮ ባየ ጊዜ ያዕቆብ እጅግ ተቈጣባቸው፥ ያዕቆብም፡- ይህ ያደረጋችሁብኝ ምንድር ነው? እነሆ፥ በምድሪቱ በከነዓናውያን መካከል ዕረፍት አገኘሁ፥ ከእነርሱም አንድ ስንኳ አላገባኝም።

33 አሁንም በምድር በሚኖሩ በከነዓናውያንና በፌርዛውያን መካከል አስጸያፊኝ አድርገህኛል፤ እኔም ቍጥር ጥቂት ነኝ፤ ሁሉም በእኔ ላይ ተሰብስበው ይገድሉኛል፤ ሥራህንም በሰሙ ጊዜ ይገድሉኛል። ወንድሞቻቸውና እኔና ቤተሰቤ እንጠፋለን።

34፤ ስምዖንና፡ ሌዊ፡ ከነርሱም፡ ጋራ፡ ወንድሞቻቸው፡ ኹሉ፡ ለአባታቸው፡ ያዕቆብን፡ መለሱ፥ እንዲህም፡ አሉት፡- እነሆ፡ የምንኖር፡ በምድሪቱ፡ ላይ፡ ነው፥ ሴኬምም፡ በእኅታችን፡ ላይ፡ ይህን፡ ያደርጋልን፤ አሉት። ሴኬም ያደረገውን ሁሉ ስለ ምን ዝም ትላለህ? በአደባባይ እንደ ጋለሞታ በእኅታችን ላይ ያደርጋታልን?

35 ስምዖንና ሌዊም ከሴኬም ከተማ የማረኩአቸው፥ ያልገደሉአቸውም ሴቶች ቍጥር ሰማንያ አምስት ነበሩ።

36 ከመካከላቸውም ውብና የተዋበች ቈነጃጅት ነበረች ስሙም ቡናህ ነበረ፥ ስምዖንም አገባት፥ የማረኩትም ያልገደሉትም የወንዶች ቍጥር አርባ ሰባት ነበረ። የቀሩትን ገደሉ.

37 ስምዖንና ሌዊም ከሴኬም ከተማ የማረኩአቸው ብላቴኖችና ሴቶች ሁሉ የያዕቆብ ልጆች ከግብፅ ምድር እስከወጡበት ቀን ድረስ ለያዕቆብ ልጆችና ከእነርሱ በኋላ ለልጆቻቸው ባሪያዎች ነበሩ። .

38 ስምዖንና ሌዊም ከከተማይቱ በወጡ ጊዜ በከተማይቱ ውስጥ ተደብቀው ከከተማይቱ ሰዎች ጋር ያልሞቱት የቀሩት ሁለቱ ጕልማሶች ተነሡ፥ እነዚህም ጕልማሶች ወደ ከተማይቱ

ገቡ። ከተማይቱም በእርስዋ ተመላለሱ፥ ከተማይቱም ወንድ የሌላት ሆና ባድማ ሆና አገኘኋት፥ ሴቶችም ብቻ ሲያለቅሱ አገኛቸው፤ እነዚህም ጉልማሶች ጮኹ፡ — እነሆ፥ የዕብራዊው የያዕቆብ ልጆች ይህን በማግኘታቸው በዚህች ከተማ ላይ ያደረጉት ክፋት ይህ ነው አሉ። ቀን አንዱን አጠፋ የከነዓናውያን ከተሞች፥ የከነዓንን ምድር ሁሉ ነፍሳቸውን አልፈሩም።

39 እነዚህም ሰዎች ከተማይቱን ለቀው ወደ ታፕናክ ከተማ ሄዱ፥ ወደዚያም መጡ፥ በቴፕናክም ለሚኖሩት የደረሰባቸውን ሁሉ፥ የያዕቆብም ልጆች በሴኬም ከተማ ያደረጉትን ሁሉ ነገሩአቸው።

40 ወሬውም ወደ ታጵናክ ንጉሥ ወደ ኢያሱብ ደረሰ፥ እነዚያንም ጉልማሶች ያዩ ዘንድ ወደ ሴኬም ከተማ ሰዎች ላከ፤ ንጉሡም ስለዚህ ነገር አላመናቸውም ነበርና፡ — ሴኬም ያለች ሁለት ሰዎች እንዴት ያለች ከተማን ያፈርሳሉ ብሎ ተናገረ። ?

41 የያሱብም መልእክተኞች ተመልሰው። የሚያለቅሱ ሴቶች ብቻ; የያዕቆብም ልጆች በከተማይቱ የነበረውን ሁሉ ማረኩና መንጋ ወይምከብቶች በዚያ የሉም።

42 ኢያሱብም በዚህ ተደነቀ። ሁለት ሰዎች ይህን ያህል ታላቅ ከተማ ያፈርሱ ዘንድ አንድም ሊቋቋምባቸው የማይችል እንዴት ይህን ያደርጉ ዘንድ ቻሉ?

43 እንዲህ ያለው ከናምሩድ ዘመን ጀምሮ አይደለም፥ ከሩቅ ዘመንምእንኳ እንዲህ ያለ ሆኖአልና። የታጵናክም ንጉሥ ያሹብ ሕዝቡን፦ አይዞህ፥ ሄደን ከእነዚህ ዕብራውያን ጋር እንዋጋቸዋለን፥ በከተማይቱም ላይ እንዳደረጉት እናደርግባቸዋለን፥ የከተማይቱንም ሰዎች ፍርድ እንበቀላለን አለ።

44፤ የታፕናክም፡ ንጉሥ፡ ያሹብ፡ ስለዚህ፡ ነገር፡ ከአማካሪዎቹ፡ ጋራ፡ ተማከረ፡ አማካሪዎቹም፡ እንዲህ፡ በዕብራውያን፡ ላይ፡ ብቻ፡ አታሸንፍምም፤ ይህን፡ ሥራ፡ በከተማዪቱ፡ ኹሉ፡ ላይ፡ ሊያደርጉ፡ አለባቸው።

45 ከእነርሱም ሁለቱ ከተማይቱን ሁሉ ባፈረሱት ማንምም ባይቆምባቸው፥ አንተም በእነርሱ ላይ ብትሄድ በእውነት ሁሉም ተነሥተው ያጠፉናል።

46 ነገር ግን በዙሪያችን ያሉትን ነገሥታት ሁሉ ብትልክና በአንድነት እንድትሰበሰቡ ብትፈቅድ ከእነርሱ ጋር እንሄዳለን ከያዕቆብም ልጆች ጋር እንዋጋለን። ከዚያም ታሸንፋቸዋለህ።

47 ያሱብም የአማካሪዎቹን ቃል ሰማ፥ ቃላቸውም እርሱንና ሕዝቡን ደስ አሰኛቸው፥ እንዲሁ አደረገ። የታጵናክም ንጉሥ ያሹብ በሴኬምና በታፕናቅ ዙሪያ ወደ መጡ የአሞራውያን ነገሥታት ሁሉ።

48 ከእኔ ጋር ውጣና እርዳኝ፤ እኛም ዕብራዊውን ያዕቆብንና ልጆቹን ሁሉ እንመታቸዋለን ከምድርም ላይ እናጠፋቸዋለን፤ በሴኬም ከተማ እንዲህ አድርጓልና አታውቁምን?

49 የአሞራውያንም ነገሥታት ሁሉ የያዕቆብ ልጆች በሴኬም ከተማ ያደረጉትን ክፉ ነገር ሰሙ፥ እጅግምአደነቁባቸው።

50 ሰባቱም የአሞራውያን ነገሥታት ከሠራዊቶቻቸው ሁሉ ጋር አሥር ሺህ የሚያህሉ የተመዘዘ ሰይፍ የያዙ ሰዎች ተሰበሰቡ፥ የያዕቆብንም ልጆች ሊወጉ መጡ። ያዕቆብም የአሞራውያን ነገሥታት ልጆቹን ሊወጉ እንደ ተሰበሰቡ ሰማ፤ ያዕቆብም እጅግ ፈራ፥ አስጨነቀም።

51 ያዕቆብም በስምዖንና በሌዊ ላይ፡ — ይህ ያደረጋችሁት ነገር ምንድር ነው? እኔንና ቤተሰቤን ታጠፋ ዘንድ የከነዓንን ልጆች ሁሉ ታመጣብኝ ዘንድ ስለ ምን አጎዳኸኝ? እኔ፥ እኔና ቤተሰቤም አርፍሬ ነበርና፥ ይህንም ነገር አደረግህብኝ፥ በነገርህም የአገሩን ሰዎች አስቈጣችኋል።

52 ይሁዳም ለአባቱ፡ — ወንድሞቼ ስምዖንና ሌዊ በሴኬም የሚኖሩትን ሁሉ የገደሉት በከንቱ ነውን? ሴኬም እኅታችንን ስላዋረደ፥ የአምላካችንንም የኖኅንና የልጆቹን ትእዛዝ በመተላለፉ፥ ሴኬም እኅታችንን በኃይል ወስዶ ከእርስዋ ጋር ስላመነዘረ ነው።

53 ሴኬምም ይህን ሁሉ ክፉ ነገር አደረገ፥ በከተማውም ካሉት ሰዎች አንድ ስንኳ። ለምን ይህን ታደርጋለህ? ስለዚህም ወንድሞቼ ሄደው ከተማይቱን መቱት፤ እግዚአብሔርም በእጃቸው አሳልፎ ሰጣቸው፥ የሚኖሩባትም የአምላካችንን ትእዛዝ ተላልፈዋልና። ታዲያ ይህን ሁሉ ያደረጉት በከንቱ ነውን?

54፤ አሁንም ስለ ምን ትፈራለህ ወይም ትጨነቃለህ፥ በወንድሞቼስ ለምን ተቈጣህ?

55 በእውነት የሴኬምን ከተማና ሕዝቦቿን በእጃቸው የሰጠ አምላካችን እርሱ ደግሞ እኛን ሊወጉን የሚመጡትን የከነዓናውያንን ነገሥታት ሁሉ በእጃችን አሳልፎ ይሰጣል፥ ወንድሞቼም በሴኬም እንዳደረጉት እናደርግባቸዋለን።

፶፮ አሁን በእነሱ ዙሪያ ጸጥ ይል ፍርሃትህንም ጣል፣ ነገር ግን በአምላካችን በእግዚአብሔር ታመን፣ እንዲረዳን እና እንዲያድነን ወደ እርሱ ጸልይ፣ እናም ጠላቶቻችንን በእጃችን አሳልፎ ስጥ።

57ይሁዳምከአባቱ ባሪያዎች አንዱን ጠራ።

58 ሎሌውም ሄዶ ርቆ ተመለከተ፥ በሴዎንም ተራራ አንጻር ወጣ፥ የነገሥታቱንም ሰፈር ሁሉ በሜዳው ላይ ቆመው አየ፥ ወደ ይሁዳም ተመልሶ፡ — እነሆ ነገሥታቱ ከነ ሰፈራቸው ሁሉ በሜዳ ተቀምጠዋል፡ አለ። በባሕር ዳር እንዳለ አሸዋ ያለ እጅግ ብዙ ሕዝብ።

59 ይሁዳም ስምዖንንንና ሌዊን ወንድሞቹንም ሁሉ፡ — አምላካችን እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነውና አትፍሩ፥ በርታችኋል፥ ጽኑዓንም ልጆች ሁኑ፡ አላቸው።

60፤ እያንዳንዱ፡ ኹሉ፡
የጦር፡ ጦሩን፡ ቀስቱንና፡ ሰይፉን፡ ታጥቆ፡ ቁም፥ እኛ፡ ኬደን፡ ከነዚህ፡ ያልተገረዙ፡ ሰዎች፡ ጋራ፡ እንዋጋቸዋለን። እግዚአብሔር አምላካችን ነውያድነናል።

61 ተነሡም፥ ታላላቆችና ታናሾች፥ አሥራ አንድ የያዕቆብ ልጆች፥ ከእነርሱም ጋር

የያዕቆብ ባሪያዎች ሁሉ የጦር መሣሪያቸውን ታጠቁ።

62 ከይስሐቅም ጋር በኬብሮን የነበሩት የይስሐቅ ባሪያዎች ሁሉ የጦር ዕቃ ሁሉ ታጥቀው ወደ እነርሱ መጡ የያዕቆብም ልጆች ባሪያዎቻቸውም መቶ አሥራ ሁለት ሰዎች ወደ እነዚህ ነገሥታት ሄዱ ያዕቆብም ደግሞ። አብረዋቸውሄዱ።

63 የያዕቆብም ልጆች ወደ አባታቸው የአብርሃም ልጅ ወደ ይስሐቅ ወደ ኬብሮን እርስዋ ቂርያትአርባቅ

64 እኛንም ሊነሱ ከሚመጡ ከነዓናውያን እጅ ትጠብቀን በእጃችንም አሳልፎ ትሰጠን ዘንድ ወደ አምላካችን ወደ እግዚአብሔር እንለምንሃለን።

65 የአብርሃምም ልጅ ይስሐቅ ስለ ልጆቹ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ፥ እንዲህም አለ፡ — አቤቱ አምላክ ሆይ፥ ዘርህን እንደ ሰማይ ከዋክብት አበዛለሁ ብለህ ቃል ገብተሃል፥ ቃል ሰጠኸኝም። አሁንም የከነዓን ነገሥታት ከልጆቼ ጋር ሊዋጉ በተሰበሰቡ ጊዜ ቃልህን አጽና።

66፤ አሁንም፥ አቤቱ፥ የምድር ሁሉ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ፥ ከልጆቼ ጋር እንዳይዋጉ የእነዚህን ነገሥታት ምክር አዛብብ።

፷፯ እናም የነዚህን ነገሥታት እና የሕዝቦቻቸውን ልብ በልጆቼ ድንጋጤ አስደነቁ እና ትዕቢታቸውን አዋርዱ፣ እናም ከልጆቼ እንዲመለሱ።

፷፰ እናም በብርቱ እጅ እና በተዘረጋ ክንድ ልጆቼን እና ሎሌዎቻቸውን ከእነርሱ አድን፣ ይህን ሁሉ ለማድረግ ሀይል እና ብርታት በእጃችሁ ናቸውና።

69 የያዕቆብም ልጆችና ባሪያዎቻቸው ወደ እነዚህ ነገሥታት ሄዱ፥ በአምላካቸውም በእግዚአብሔር ታመኑ፥ ሲሄዱም አባታቸው ያዕቆብ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ እንዲህም አለ፡ — አቤቱ አምላክ ሆይ፥ ኃያልና ከፍ ከፍ ያለህ ከጥንት ጀምሮ እስከ አሁን እና ለዘላለም ነግሷል;

70 አንተ ጦርን የምታነሣና የምታጠፋው አንተ ነህ፤ ከፍ ለማድረግና ለማውረድ ኃይልና ኃይል በእጅህ አለ። የነዚህን ነገሥታትና የሕዝቦቻቸውን ልብ በልጆቼ ድንጋጤ እንድትማረክ በምሕረትህ ወደ እኔ እንድትመለስ ጸሎቴ በፊትህ የተወደደ ይሁን፣ እነርሱንና ሰፈሮቻቸውንም ታስደነግጣቸው ዘንድ፣ በታላቅ ቸርነትህም እነዚያን ሁሉ አድናቸው። በአንተ የሚታመኑት አንተ ነህና ሰዎችን ከእኛ በታች የምታደርጋቸው እና አሕዛብን በእኛ ሥልጣኔ የምታሳንሰው።

ምዕራፍ 35

1 የአሞራውያንም ነገሥታት ሁሉ ከያዕቆብ ልጆች ጋር የሚደረገውን ከአማካሪዎቻቸው ጋር ለመመካከር መጥተው በሜዳ ላይ ቆመው ነበር፤ አሁንም ስለ ፈሩአቸው፡ — እነሆ፥ ከእነርሱ ሁለቱ ሁለቱን ገደሉአቸው። የሴኬምከተማ.

2 እግዚአብሔርም የይስሐቅንና የያዕቆብን ጸሎት ሰማ፥ በአንድም ድምፅም እስኪናገሩ ድረስ የእነዚያን የነገሥታትን አማካሪዎች ሁሉ እጅግ ፍርሃትና ድንጋጤሞላባቸው።

3 ከዕብራውያን ጋር ትዋጋላችሁ ዘንድ ዛሬ ሞኞች ናችሁን ወይስ ማስተዋል በእናንተ ዘንድየለምን?

4 እነሆም፥ ከእነርሱ ሁለቱ ያለ ፍርሃትና ያለ ድንጋጤ ወደ ሴኬም ከተማ መጡ፥ በከተማይቱም የሚኖሩትን ሁሉ ገደሉ፥ ማንምም እንዳይነሣባቸው ገደሉአቸው፤ እናንተስ ሁሉን እንዴት ልትዋጉ ትችላላችሁ?

5 አምላካቸውም እጅግ እንደ ወደዳቸው ከጥንትም ጀምሮ ያልተደረገውን ታላቅ ነገር እንዳደረገላቸው ታውቃላችሁ በአሕዛብም አማልክት መካከል እንደ እርሱ ታላቅ ሥራ ማንምሊሠራ የሚችል የለምና። .

6 በእውነት አባታቸውን ዕብራዊውን አብርሃምን ከናምሩድ እጅ እና ሊገድሉት ከሚፈልጉት ከሕዝቡ ሁሉ እጅ አዳናቸው።

7 ንጉሡም ናምሩድ ከጣለበት እሳት አዳነው አምላኩም ከእርስዋ አዳነው።

8 ሌላስ ማን እንዲህ ማድረግ ይችላል? አምስቱን የኤላም ነገሥታት የገደለው አብርሃም በዚያ ዘመን በሰዶም ይኖር የነበረውን የወንድሙን ልጅ በነኩት ጊዜ የገደለውእርሱ ነው።

9 በቤቱም የታመነውን ባሪያውንና ሰዎቹ ጥቂት ወሰዱ፤ የኤላምንም ነገሥታት በአንድ ሌሊት አሳደዱአቸው ገደሉአቸውም፥ የወሰዱትንም ንብረቱን ሁሉ ለወንድሙልጅ መለሱለት።

10 የነዚህም የዕብራውያን አምላክ በእነርሱ እጅግ እንደወደደ በእውነት ታውቃላችሁ፥ እነርሱም ደግሞ በእርሱ ደስ ይላቸዋል፤ ምክንያቱም ከጠላቶቻቸው ሁሉ እንዳዳናቸው ያውቃሉ።

፲፩ እናም እነሆ፣ ለአምላኩ ባለው ፍቅር፣ አብርሃም አንድያ ልጁን ወሰደ እና ለአምላኩ የሚቃጠል መስዋዕት አድርጎ ሊያወጣው አስቦ ነበር፣ እናም ይህን ከማድረግ እግዚአብሔር ባይከለክለው ኖሮ፣ ያኔ ያደርግ ነበር። ለአምላኩ ባለውፍቅር ነው።

12 እግዚአብሔርም ሥራውን ሁሉ አይቶ ማለለት፥ ይህንም ስላደረገ፥ ለአምላኩ ባለው ፍቅር ልጆቹንና ዘሩን ሁሉ ከሚደርስባቸው መከራ ሁሉ እንዲያድን ተስፋ ሰጠው። ለልጁ ርህራሄ.

13 አምላካቸውም የአብርሃምን ሚስት በማግባት በግብፅ ንጉሥ በፈርዖን ላይ በጌራራም ንጉሥ በአቤሜሌክ ያደረገውን አልሰማህምን? እሷን ለማግባት? እግዚአብሔርም የሰማኸውን ሁሉ ለእነርሱና ለሕዝባቸውአደረገ።

14፤ እንሆም፥ የያዕቆብ፡ ወንድም፡ ኤሳው፡ አራት፡ መቶ፡ ሰዎች፡ ጋር፡ ወደ፡ ርሱ፡ እንደ፡ መጣ፥ የአባቱን፡ በረከት፡ እንደ፡ ወሰደ፡ አስቧልና፡ እኛ፡ በአይናችን፡ አይተናል።

15 ከሶርያም በመጣ ጊዜ እናቱን ከልጆች ጋር ሊመታ ሊገናኘው ሄደ፤ ታምኖበት ከነበረው ከአምላኩ በቀር ከእጁ አዳነው ማን ነው? ከወንድሙም እጅ ከጠላቶቹም እጅ አዳነው፥ በእውነትምእንደገና ይጠብቃቸዋል።

16 በሴኬም ከተማ የሰማችሁትን ክፉ ነገር ያደርጉ ዘንድ አምላካቸው በኃይል እንደ ገፋፋቸው የማያውቅ ማን ነው?

17 ታዲያ ሁለት ሰዎች የሚታመኑበት አምላካቸው ባይሆን ኖሮ እንደ ሴኬም ያለችውን ትልቅ ከተማ ሊያጠፉ የሚችሉት በራሳቸው ኃይል ይሆን? የከተማይቱንም ሰዎች በከተማቸው ይገድላቸው ዘንድ ይህን ሁሉ አደረገባቸው።

፲፰ እናም ከከተማችሁ ተሰብስበው ከነሱ ጋር ለመዋጋት በወጡት ላይ፣ አንድ ሺህ እጥፍ የሚበልጡት ሊረዱህ ቢመጡም ታሸንፋለህን?

19 በእውነት አንተ ታውቃለህ አስተውልም ከእነርሱ ጋር ልትዋጋ እንዳልመጣህ፥ ነገር ግን የመረጣቸውን ከአምላካቸው ጋር ልትዋጋ እንደ ወጣህ፥ ስለዚህም ሁላችሁ ዛሬ ልትጠፉ መጣችሁ።

20 አሁንም በራሳችሁ ላይ ከምትሞክሩት ከዚህ ክፉ ነገር ራቁ፤ አምላካቸው ከእነርሱ ጋር ነውና በቍጥራቸው ጥቂት ቢሆኑም ከእነርሱ ጋር ባትዋጉ ይሻላችኋል።

21 የአሞራውያንም ነገሥታት የአማካሪዎቻቸውን ቃል ሁሉ በሰሙ ጊዜ ልባቸው ደነገጠ፥ የያዕቆብንም ልጆች ፈሩ፥ ሊዋጉአቸውም አልወደዱም።

22 ጆሮአቸውንም ወደ አማካሪዎቻቸው ቃል አዘነበሉ፥ ቃላቸውንም ሁሉ ሰሙ፥ የአማካሪዎቹም ቃል ነገሥታቱን እጅግ ደስ አሰኛቸው፥ እንዲሁም አደረጉ።

23፤ ነገሥታቱም፡ ተመለሱ፥ ከያዕቆብም፡ ልጆች፡ ራቁ፥ ከእነርሱ፡ ጋራ፡ ሊዋጉ፡ አልደፈሩምምና፥ እጅግ፡ ፈርቷቸው፡ ነበርና፥ ልባቸውም፡ ከፍርሃት፡ ዘንድ፡ በውስጣቸው፡ ቀለጠ።

24 ይህም ከእግዚአብሔር ዘንድ ደርሶላቸዋልና፤ በእርሱ ታምነዋልና የባሪያዎቹን የይስሐቅንና የያዕቆብን ጸሎት ሰምቶአልና፤ በዚያም ቀን እነዚህ ነገሥታት ሁሉ ወደ ሰፈራቸው ተመለሱ፥ እያንዳንዳቸውም ወደ ከተማቸው ተመለሱ፥ በዚያም ጊዜ ከያዕቆብ ልጆች ጋር አልተጣሉም።

25 የያዕቆብም ልጆች በዚያ ቀን እስከ ማታ ድረስ በሴዎን ተራራ አንጻር ቆመው ነበር፤ እነዚህም ነገሥታት ሊዋጋቸው እንዳልመጡ ባዩ ጊዜ የያዕቆብ ልጆች ወደ አገራቸው ተመለሱ።

ምዕራፍ 36

1 በዚያን ጊዜ እግዚአብሔር ለያዕቆብ ተገለጠለት፡ — ተነሥተህ ወደ ቤቴል ሂድ በዚያም ተቀመጥ፥ በዚያም ለሚታይህ ለእግዚአብሔር መሠዊያ ሥራ አንተንና ልጆችህን ከመከራ ያዳነህ።

2 ያዕቆብም ከልጆቹና ከገንዘቡ ሁሉ ጋር ተነሣ፥ እንደ እግዚአብሔርም ቃል ሄደው ወደ ቤቴል መጡ።

3 ያዕቆብም ወደ ቤቴል በወጣ ጊዜ የዘጠና ዘጠኝ ዓመት ሰው ነበረ፤ ያዕቆብና ልጆቹ ከእርሱም ጋር ያሉት ሕዝብ ሁሉ በሎዛ ባለችው በቤቴል ቀሩ፤ በዚያም ለተገለጠለት ለእግዚአብሔር መሠዊያ ሠራ። ያዕቆብና ልጆቹም በቤቴል ስድስት ወር ቀሩ።

4 በዚያን ጊዜ ከያዕቆብ ጋር የነበረችው የርብቃ ሞግዚት የዖጽ ልጅ ዲቦራ ሞተች። ያዕቆብም ከቤቴል በታች በዚያ ካለችው የአድባር ዛፍ በታች ቀበራት።

5፤ የያዕቆብም፡ እናት፡ የባቱኤል፡ ልጅ፡ ርብቃ፡ ደግሞ፡ በዚያ፡ ጊዜ፡ በኬብሮን፡ እርስዋ፡ ቂርያትአርባቅ፡ በምትባል፡ ሞተች፤ እርስዋም፡ አብርሃም፡ ከኬጢ፡ ልጆች፡ በገዛው፡ በማክፌላ፡ ዋሻ፡ ተቀበረች።

6 የርብቃም ሕይወት መቶ ሠላሳ ሦስት ዓመት ሆነ፥ እርስዋም ሞተች ያዕቆብም እናቱ ርብቃ እንደ ሞተች በሰማ ጊዜ ስለ እናቱ እጅግ አለቀሰች ለእርስዋም ታላቅ ልቅሶም አለቀሰች ለእርስዋም ለሞግዚትዋ ለዲቦራ በድንኳን በታች። ኦክ፥ የዚያንም ስፍራ ስም አሎን -ባቁት ብሎ ጠራው።

7 በዚያም ወራት ሶርያዊው ላባ ሞተ፤ በእርሱና በያዕቆብ መካከል የነበረውን ቃል ኪዳን አፍርሶአልና እግዚአብሔር ቀሠፈው።

8፤ ያዕቆብም የመቶ ዓመት ጉልማሳ ነበረ፥ እግዚአብሔርም በተገለጠለት ጊዜ ባረከው፥ ስሙንም እስራኤል ብሎ ጠራው፤ በዚያም ወራት የያዕቆብ ሚስት ራሔል ፀነሰች።

9፤ በዚያም፡ ጊዜ፡ ያዕቆብና፡ እርሱ፡ ኹሉ፡ ከቤቴል፡ ወደ፡ አባቱ፡ ቤት፡ ወደ፡ ኬብሮን፡ ሊኼዱ፡ ተጓዙ።

10፤ በመንገድም ሲሄዱ ወደ ኤፍራታ ለመምጣት ገና ጥቂት ጊዜ ሲቀረው ራሔል ወንድ ልጅ ወለደች፥ ምጥ ደረሰባት፥ ሞተችም።

11 ያዕቆብም ወደ ኤፍራታ በሚወስደው መንገድ ቤተ ልሔም ቀበራት፤ በመቃብርዋም ላይ እስከ ዛሬ ድረስ ሐውልት አቆመ። የራሔልም ዕድሜ አርባ አምስት ዓመት ሆነ፥ እርስዋም ሞተች።

12 ያዕቆብም ራሔል የወለደችለትን የልጇን ስም ብንያም ብሎ ጠራው፤ በምድርም በቀኝ ተወልዶለት ነበርና።

13 ራሔል ከሞተች በኋላ ያዕቆብ በባሪያ ባሪያዋ ድንኳን ውስጥ ድንኳኑን ተከለ።

14፤ ሮቤልም፡ ስለዚህ፡ ስለ፡ እናቱ፡ ልያ፡ ቀና፥ ተቈጣም፥ በቍጣውም ተነሥቶ፡ ኼዶም፡ ወደ ባላ፡ ድንኳን፡ ገባ፥ ከዚያም፡ የአባቱን፡ ዐልጋ፡ አነሣ።

15 በዚያን ጊዜ የብኵርና እድል ፈንታ ከንጉሥና ከክህነት ሹመት ጋር ከሮቤል ልጆች ተወገደ፤ የአባቱን አልጋ አርክሶ ነበርና፤ ብኩርናውም ለዮሴፍ ንጉሣዊ ሹመት ለይሁዳና ክህነት ተሰጠው። ሮቤል የአባቱን አልጋ አርክሶ ነበርና ለሌዊ።

16፤ በጳዳንአራምም፡ የተወለዱለት፡ የያዕቆብ፡ ትውልድ፡ ይህ፡ ነው፥ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ ዐሥራ፡ ኹለት፡ ነበሩ።

17 የልያም ልጆች በኵሩ ሮቤል፥ ስምዖን፥ ሌዊ፥ ይሁዳ፥ ይሳኮር፥ ዛብሎን፥ እኅታቸውም ዲና ነበሩ። የራሔልም ልጆች ዮሴፍና ብንያም ነበሩ።

18 የልያ ባሪያ የዘለፋ ልጆች ጋድና አሴር ናቸው የራሔል ባሪያይቱ የባላም ልጆች ዳንና ንፍታሌም ነበሩ። እነዚህ በጳዳንአራም የተወለዱለት የያዕቆብ ልጆች ናቸው።

19፤ ያዕቆብና፡ ልጆቹም፡ የእርሱም፡ የነበሩት፡ ኹሉ፡ ተጉዘው፡ ወደ፡ መምሬ፡ መጡ፥ ርሷም፡ ቂርያትአርባ፡ ወደምትባል፡ በኬብሮን፡ አለች፥ አብርሃምና፡ ይስሐቅ፡ እንግድነት፡ ተቀመጡበት። ያዕቆብም ከልጆቹና፡ የርሱ የሆነው ሁሉ፡ በአባቱ፡ ጋራ፡ ተቀመጡ። ኬብሮን

20 ወንድሙም ዔሳውና ልጆቹ የርሱም የሆነው ሁሉ ወደ ሴይር ምድር ሄዱ፥ በዚያም ተቀመጡ፥ በሴይርም ምድር ገዙ፤ የዔሳውም ልጆች በዙ፥ በሴይርም ምድር እጅግ በዙ።

21 በከነዓን ምድር የተወለዱለት የዔሳው ትውልድ ይህ ነው፤ የዔሳውም ልጆች አምስት ነበሩ።

22 ዓዳም ለዔሳው የበኵር ልጁን ኤልፋዝን ወለደችለት፥ እርስዋም ደግሞ ራጉኤልን ወለደችለት፥ አሕሊባማም የዑስን፥ የዕላምን፥ ቆሬን ወለደችለት።

23 በከነዓን ምድር የተወለዱለት የዔሳው ልጆች እነዚህ ናቸው፤ የዔሳውም ልጅ የኤልፋዝ ልጆች ቴማን፥ ኦማር፥ ሴፎ፥ ጋታም፥ ቄኔዝ፥ አማሌክስ፥ የራጉኤልም ልጆች ናካት፥ ዘራቅ፥ ሻማ፥ ሚዛ ነበሩ።

24 የዪሱም ልጆች ተምና፥ አልዋ፥ ዬት ነበሩ። የይዓላምም ልጆች አላህ፥ ፊኖር፥ ቄኔዝ ነበሩ።

25 የቆሬም ልጆች ቴማን፥ ሚብሳር፥ መግዲኤል፥ ኤራም ነበሩ። በሴይር ምድር እንደ አለቆቻቸው የዔሳው ልጆች ወገኖች እነዚህ ናቸው።

26 በሴይርም ምድር የሚኖሩ የሴይር ልጆች ስም ይህ ነው፤ ሎጣን፥ ሾባል፥ ጺብዖን፥ ዓና፥ ዲሻን፥ ኤዜር፥ ዲሶን፥ ሰባት ልጆች ነበሩ።

27 የሎጣንም ልጆች ሖሪ ሄማንና እኅታቸው ቲምና ናቸው፤ እርስዋም ወደ ያዕቆብና ወደ ልጆቹ መጥተው አልሰሙአትም፥ እርስዋም ሄዳ ለዔሳው ልጅ ለኤልፋዝ ቁባት ሆነች። አማሌቅን ወለደችለት።

28፤ የሰባልም፡ ልጆች፡ አልዋን፥ ማናሃት፥ ዔባል፥ ሼፎ፥ ኦናም፥ የጽብዖንም ልጆች፡ አያ፥ ዓና፡ ነበሩ፤ ይህ፡ አና፡ የአባቱን፡ የጽብዖን፡ አህዮችን፡ ሲጠብቅ፡ በምድረ፡ በዳ፡ ያሚምን አገኘ።

29 የአባቱንም አህዮች ሲጠብቅ በተለያየ ጊዜ ይመግባቸው ዘንድ ወደ ምድረ በዳ መራቸው።

30 አንድ ቀንም ወደ አንዱ በባሕር ዳር ወዳለው ምድረ በዳ በሰዎች ምድረ በዳ ትይዩ ወደ አንዱ አመጣቸው፤ እርሱም ሲመግባቸው፥ እነሆ፥ ኃይለኛ ማዕበል ከባሕሩ ማዶ መጥቶ በላዩ ወረደ። በዚያ ሲመገቡ የነበሩት አህዮችም ሁሉም ቆሙ።

31 ከዚያም በኋላ አንድ መቶ ሀያ የሚያህሉ አስፈሪና አስፈሪ እንስሳት ከምድረ በዳ በባሕሩ ማዶ ወጡ፥ ሁሉም አህዮቹ ወዳሉበት ደረሱ፥ በዚያም ተቀመጡ።

32 እነዚያም እንስሶች ከመካከላቸው ወደ ታች የሰው ልጆች መልክ ነበራቸው፥ ከመካከላቸውም ወደ ላይ የድብ መልክ ነበራቸው፥ የሌሎቹም ጋሻ አምሳያ ነበራቸው፥ ጅራታቸውም በትከሻቸው መካከል የሚደርስ ነበርና። እንደ ዱቺፋት ጅራት ወደ ምድር ወረደ፣ እናም እነዚህ እንስሳት መጥተው ተጭነው በእነዚህ አህዮች ላይ ተቀምጠው ወሰዱአቸው፣ እናም እስከ ዛሬ ድረስ ሄዱ።

33 ከእነዚህም እንስሳት አንዱ ወደ አና ቀርቦ በጅራቱ መታው፥ ከዚያም ከዚያ ሸሸ።

34 ይህንም ሥራ ባየ ጊዜ ነፍሱን እጅግ ፈራ፣ እናም ሸሽቶ ወደ ከተማይቱ ሸሸ።

35 እርሱም የደረሰበትን ሁሉ ለልጆቹና ለወንድሞቹ ነገራቸው፥ ብዙ ሰዎችም አህዮቹን ሊፈልጉ ሄዱ፥ ነገር ግን አላገኟቸውም ነበር፤ አናና ወንድሞቹም ከዚያ ቀን ጀምሮ ወደዚያ ስፍራ አልሄዱም፤ እጅግም ነበሩና። ሕይወታቸውን ይፈራሉ.

36 የሴይርም ልጅ የዓና ልጆች ዲሶንና እኅቱ አሕሊባማ ነበሩ፤ የዲሶንም ልጆች ሄምዳን፥ ኤሽባን፥ ኢትራን፥ ቄራን፥ የኤዜርም ልጆች ቢልሐን፥ ዛዋን፥ አካን፥ የዲሶንም ልጆች ነበሩ። ኡዝ እና አራን።

37 በሴይር ምድር እንደ አለቆቻቸው የሴይር ልጆች ወገኖች እነዚህ ናቸው።

38 ኤሳውና ልጆቹም በሖራዊው በሴይር ምድር በአገሩ ተቀምጠው ተቀመጡ፥ በእርስዋም ርስት ነበራቸው፥ ብዙም በዙ፥ ያዕቆብና ልጆቹም የእነርሱም ሁሉ ከአባታቸው ከይስሐቅ ጋር ተቀመጡ። እግዚአብሔር አባታቸውን አብርሃምን እንዳዘዘው በከነዓን ምድር።

ምዕራፍ 37

1 ያዕቆብም በኖረበት መቶ አምስተኛው ዓመት፥ ያዕቆብ ከልጆቹ ጋር በከነዓን ምድር በተቀመጠ በዘጠነኛው ዓመት፥ ከፍዳንአራም መጣ።

2 በዚያም ወራት ያዕቆብ ከልጆቹ ጋር ከኬብሮን ተነሣ፥ ሄደውም ወደ ሴኬም ከተማ ተመለሱ ከእነርሱም ጋር ያሉ ሁሉ፥ በዚያም ተቀመጡ፤ የያዕቆብም ልጆች ለከብቶቻቸው ጥሩና የሰባ መስክ አግኝተው ነበርና። በሴኬም ከተማ፥ የሴኬም ከተማ እንደገና ተሠርታለች፥ በእርስዋም ውስጥ ሦስት መቶ የሚያህሉ ወንዶችና ሴቶች ነበሩ።

3 ያዕቆብና ልጆቹ የርሱም የሆነው ሁሉ ያዕቆብ ከፍዳንአራም በመጣ ጊዜ ስምዖንና ሌዊ ከተማይቱን ሳይመቱ ከሴኬም አባት ከኤሞር በገዛው በእርሻ ቦታ ተቀመጡ።

4 በሴኬምም ከተማ ዙሪያ የነበሩት የከነዓናውያንና የአሞራውያን ነገሥታት ሁሉ የያዕቆብ ልጆች ወደ ሴኬም እንደገና መጥተው በዚያ እንደ ተቀመጡ ሰሙ።

5፤ እነርሱም፡- የዕብራዊው፡ የያዕቆብ፡ ልጆች፡ ከተማዪቱን፡ መተው፡ ካሳደዷቸው፡ በኋላ፡ ዳግመኛ፡ ወደ፡ ከተማዪቱ፡ መጥተው፡ ይቀመጡ ባታልን፤ አሉ። አሁን ተመልሰው በከተማይቱ የሚኖሩትን ያባርራሉን ወይስ ይገድሉአቸዋልን?

6 የከነዓንም ነገሥታት ሁሉ ደግመው ተሰበሰቡ፥ ከያዕቆብና ከልጆቹም ጋር ሊዋጉ ተሰበሰቡ።

7፤ የታፕናክም፡ ንጉሥ፡ ያሹብ፡ ወደ፡ ጎረቤቶቹ፡ ነገሥታት፡ ኹሉ፡ ወደ፡ ጋአሽ፡ ንጉሥ፡ ኤላን፡ ወደ፡ ሴሎ፡ ንጉሥ፡ ወደ፡ ዪሁሪ፡ ንጉሥ

፡ ነጉሥ፡ ጰራቶን፡ ንጉሥ፡ አዘርን፡ ንጉሥ፡ ጰራቶንን፥ የሰርቶንን፡ ንጉሥ፡ ሱሲን፡ ንጉሥ፡ ላባንን፥ የቤትሖራንን፡ ንጉሥ፡ ላባን፡ ላከ። የፆትናይማህ ንጉሥ ሻቢር፡ -

8 ወደ እኔ ውጡና እርዳኝ፤ ያዕቆብንም ዕብራዊውን ያዕቆብንና ልጆቹን የእርሱ የሆነውን ሁሉ እንግደላቸው፤ እርስዋንም ሊወርሱአትና ነዋሪዎቿንም እንደ ቀድሞው ሊገድሉ ወደ ሴኬም መጥተዋልና።

9 እነዚያም ነገሥታት ሁሉ ተሰብስበው ከሰፈራቸው ሁሉ ጋር በባሕር ዳር እንዳለ አሸዋ እጅግ የበዛ ሕዝብ መጡ፤ ሁሉም በታፕናክ ፊት ለፊት ነበሩ።

10፤ የታጵናክም፡ ንጉሥ፡ ያሹብ፡ ከሰራዊቱ፡ ኹሉ፡ ጋራ፡ ወደ
እነርሱ፡ ወጣ፤ ከከተማም፡ ውጭ፡ በቴፕናቅ፡ ፊት
ለፊት፡ ሰፈረ፤ እነዚህን፡ ነገሥታት፡ ኹሉ፡ በያዕቆብ፡ ልጆች፡ ላይ፡ ሰባት፡ ሰፈር፡ ሆኑ
።

11፤ ለያዕቆብና ለልጁም፡ — ሁላችሁም ወደ እኛ ውጡ ብለው በሜዳው ቃለ መጠይቅ እንዲያደርጉልን፥ በከተማቸውም ውስጥ የገደላችኋቸውን የሴኬምን ሰዎች ፍትሕ እንበቀል ዘንድ፥ እናንተም ውጡ ብለው መልእክት ላኩ። አሁንም ወደ ሴኬም ከተማ ተመለሱ፥ በእርስዋም ተቀመጡ፥ የሚኖሩባትንም እንደ ቀድሞው ግደሉ።

12 የያዕቆብም ልጆች ይህን በሰሙ ጊዜ ቍጣአቸው ከከነዓን ነገሥታት የተነሣ እጅግ ነደደ፤ ከያዕቆብም ልጆች አሥሩ ፈጥነው ተነሡ፥ እያንዳንዳቸውም የጦር መሣሪያቸውን ታጠቁ። ከእነርሱም ጋር ለሰልፍ የተዘጋጁ ሎሌዎቻቸው መቶ ሁለት ነበሩ።

13 እነዚህም ሁሉ የያዕቆብ ልጆች ከባሪያዎቻቸው ጋር ወደ እነዚህ ነገሥታት ሄዱ፤ አባታቸውም ያዕቆብ ከእነርሱ ጋር ነበረ፥ ሁሉም በሴኬም ክምር ላይ ቆሙ።

14 ያዕቆብም ስለ ልጆቹ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ፥ እጆቹንም ወደ እግዚአብሔር ዘርግቶ፡ — አቤቱ፥ አንተ ሁሉን ቻይ አምላክ ነህ፥ አንተ አባታችን ነህ፥ አንተ ፈጠርኸን እኛም ሥራህ ነን። እጆች;ልጆቼን በምሕረትህ ታድነኝ ዘንድ እለምንሃለሁ ዛሬ ከእነርሱ ጋር ሊዋጉ ከእጃቸውም ሊያድኗቸው ከሚመጡት ከጠላቶቻቸው እጅ ጥቂቶቹን ከብዙዎች ለማዳን ኃይልና ብርታት በእጅህ ነውና።

15 ጠላቶቻቸውን ይዋጉ ዘንድ፥ ታሸንፋቸውም ዘንድ፥ ጠላቶቻቸውንም በፊታቸው ያወድቁ ዘንድ፥ ልጆቼንና ባሪያዎቻቸውን በከነዓን ልጆች እጅ አይሙቱ፥ ለልጆቼ ለባሪያዎችህ የልብንና የብርታትን ስጣቸው። .

16 ነገር ግን የልጆቼንና የባሪያዎቻቸውን ነፍስ ታጠፋ ዘንድ በዓይንህ ዘንድ መልካም መስሎ እንደ ሆነ፥ ዛሬ በአሞራውያን ነገሥታት እጅ እንዳይጠፉ በታላቅ ምሕረትህ በአገልጋዮችህ እጅ ውሰዳቸው። .

17 ያዕቆብም ወደ እግዚአብሔር መጸለዩን ባቆመ ጊዜ ምድር ከስፍራዋ ተናወጠች፥ ፀሐይም ጨለመች፥ እነዚህም ነገሥታት ሁሉ ደነገጡ፥ ታላቅምድንጋጤያዛቸው።

18፤ እግዚአብሔርም፡ የያዕቆብን፡ ጸሎት፡ ሰማ፥ እግዚአብሔርም፡ የነገሥታቱን፡ ኹሉ፡ የሠራዊታቸውንም፡ ልብ፡ በያዕቆብ፡ ልጆች፡ ፍርሃትና፡ ፍርሃት፡ አማረ።

19 እግዚአብሔር የሰረገሎችን ድምፅ ከያዕቆብም ልጆች የኃያላን ፈረሶችን ድምፅ፥ ከእርሱም ጋር ያለውን የብዙ ሠራዊት ድምፅ አሰማ።

20 እነዚያም ነገሥታት የያዕቆብን ልጆች በታላቅ ድንጋጤ ያዙ፥ በየአካባቢያቸውም ቆመው ሳሉ፥ እነሆ፥ የያዕቆብ ልጆች ከመቶ አሥራ ሁለት ሰዎች ጋር በታላቅና በታላቅ እልልታ መጡባቸው።

21፤ ነገሥታቱም፡ የያዕቆብ፡ ልጆች፡ ወደ፡ እነርሱ፡ ሲመጡ፡ ባዩ፡ ጊዜ፡ ደነገጡ፥ ከያዕቆብም፡ ልጆች፡ ፊት፡ እንደ፡ ቀድሞ፡ ሊጣላ፡ ዘንድ፡ ዘንድ፡ ዘንድ፡ አሰቡ።

22 እነርሱ ግን፡ — ከዕብራውያን ፊት ሁለት ጊዜ ፈቀቅ ማለት ያሳፍረናል፡ ብለውወደ ኋላ አላፈገፍጉም።

23 የያዕቆብም ልጆች ቀርበው ወደ እነዚህ ነገሥታትና ሠራዊቶቻቸው ሁሉ ቀረቡ፥ አዩም፥ እነሆም እርሱ እንደ ባሕር አሸዋ የበዛ ኃያል ሕዝብ ነበረ።

24 የያዕቆብም ልጆች ወደ እግዚአብሔር ጮኹ እንዲህም አሉ፡ — አቤቱ እርዳን፥ እርዳን፥ መልስልንም፤ አንተን ታምነናልና፥ ዛሬም በእኛ ላይ በመጡ ያልተገረዙ ሰዎች እጅ አንሞትም። .

25፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ የጦር፡ ጦራቸውን፡ ታጠቁ፥ እያንዳንዱም፡ ጋሻውንና፡ ጦሩን፡ በእጃቸው፡ ያዙ፥ ወደ፡ ሰልፍም፡ ቀረቡ።

26 የያዕቆብም ልጅ ይሁዳ አስቀድሞ በወንድሞቹ ፊት ሮጠ ከእርሱም ጋር አሥር ባሪያዎች ነበሩት፥ ወደ እነዚህም ነገሥታት ሄደ።

27፤ የታፕናክም፡ ንጉሥ፡ ያሹብ፡ ከሰራዊቱ፡ ጋራ፡ በይሁዳ፡ ፊት፡ ፊት፡ ወጣ፤ ይሁዳም፡ ያሱብና፡ ሠራዊቱ፡ ወደ፡ ርሱ፡ ሲመጡ፡ አየ፥ የይሁዳም፡ ቍጣ፡ ነደደ፡ ቍጣውም፡ በውስጡ፡ ነደደ፥ ወደ፡ ይሁዳም፡ ወደ፡ ሰልፍ፡ ቀረበ።
ህይወቱን ፈጠረ ።

28፤ ያሱብና፡ ሠራዊቱም፡ ኹሉ፡ ወደ፡ ይሁዳ፡ ይሄዱ፡ ነበር፥ በኃይለኛም፡ ፈረስ፡ ላይ፡ ተቀምጦ፡ ነበር፤ ያሱብም፡ እጅግ፡ ኀያል፡ ሰው፡ በብረትና፡ ናስ፡ ከራስ፡ እስከ፡ እግሩ፡ ጋር፡ ተከናነ ።

፳፱ እናም በፈረስ ላይ ሳለ፣ እንደ ጦርነቱ ሁሉ ከፊት እና ከኋላ በሁለቱም እጁ ፍላጻዎችን ወጋ፣ እናም ፍላጻዎቹን ያወረደበት ቦታ አላመለጠም።

30 ኢያሱብም ከይሁዳ ጋር ሊዋጋ በመጣ ጊዜ በይሁዳ ላይ ብዙ ቀስቶች እየነጠቀ፥ እግዚአብሔርም የያሱብንን እጅ አሰረ፥ የተወነጨፋቸውም ፍላጻዎች ሁሉ በገዛ ሰዎቹ ላይ ተመለሰ።

31 ያም ሆኖ ያሹብ ፍላጻዎቹን ሊፈትነው ወደ ይሁዳ ሄደ፤ ነገር ግን በመካከላቸው ያለው ርቀት ሠላሳ ክንድ ያህል ነበረ፤ ይሁዳም ያሹብ ፍላጻውን ሲዘረጋ ባየው ጊዜ እጅግ ተቆጥቶ ወደ እርሱ ሮጠ። .

32 ይሁዳም አንድ ትልቅ ድንጋይ ከምድር አነሣ፥ ክብደቱም ስድሳ ሰቅል ነበረ፥ ይሁዳም ወደ ያሹብ ሮጠ፥ ድንጋዩም በጋሻው ላይ መታው፥ ያሱብም በጥይት ተደነቀ፥ ከፈረሱም ወድቆ ወደቀ። መሬቱ ።

33፤ ጋሻውም፡ ከያሱብ፡ እጅ፡ ተሰነጠቀ፥ በመቱም፡ ኀይል፡ እስከ፡ ዐሥራ፡ ዐምስት፡ ክንድ፡ ርቆ፡ ደረሰ፥ ጋሻውም፡ በሁለተኛው፡ ሰፈር፡ ፊት፡ ወደቀ።

34 ከያሱብም ጋር የመጡት ነገሥታት የያዕቆብን ልጅ የይሁዳን ኃይል፥ በያሱብም ያደረገውን በሩቅ አዩ፥ ይሁዳንም እጅግ ፈሩ።

35፤ ድንጋጡንም፡ አይተው፡ ወደ፡ ያሹብ፡ ሰፈር፡ ተሰበሰቡ፤ ይሁዳም፡ ሰይፉን፡ መዘዘና፡ ከያሱብ፡ ሰፈር፡ አርባ፡ ሁለት፡ ሰዎች፡ መታቸው፤ የያሱብም፡ ሰፈር፡ ኹሉ፡ ከይሁዳ፡ ፊት፡ ሸሹ፥ ማንምም፡ የቆመበት፡ አልነበረም፤ ያሱብንም፡ ተዉ። ከእርሱም ሸሸ፥ ያሹብም ገና በምድር ላይ ተደፍቶ ነበር።

36 ኢያሱብም የሰፈሩ ሰዎች ሁሉ ከእርሱ እንደ ሸሹ ባየ ጊዜ ፈጥኖ በይሁዳ ላይ ተነሣ፥ በይሁዳም አንጻር በእግሩ ቆመ።

37፤ ኢያሱብም ጋሻን ይዘ ከይሁዳ ጋር አንድ ጊዜ ተዋጋ፤ ይሁዳን እጅግ ፈርተው ነበርና የያሱብ ሰዎች ሁሉ ሸሹ።

38 ያሱብም ይሁዳን በራሱ ላይ ይመታ ዘንድ ጦሩን በእጁ ያዘ፤ ይሁዳም ፈጥኖ ጋሻውን በራሱ ላይ አኖረ፤ የይሁዳም ጋሻ ከያሱብ ጦር ተመታ፥ ጋሻውም ተሰነጠቀ።

39 ይሁዳም ጋሻው እንደተሰነጠቀ ባየ ጊዜ ፈጥኖ ሰይፉን መዘዘና ያሹብን ቁርጭምጭሚቱ ላይ መታው፥ እግሩንም ቈረጠ፥ ያሱብም በምድር ላይ ወደቀና ጦሩ ከእጁ ወደቀ።

40 ይሁዳም ፈጥኖ የያሹብንን ጦር አንሥቶ ራሱን ቈረጠ፥ ከእግሩም አጠገብ ጣለ።

41፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ ይሁዳ፡ በያሱብ፡ ላይ፡ ያደረገውን፡ ባዩ፡ ጊዜ፡ ሁሉም፡ ወደ፡ ሌሎቹ፡ ነገሥታት፡ ሰልፍ፡ ሮጡ፡ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ ከያሱብ፡ ሠራዊትና፡ በዚያ፡ ከነበሩት፡ የነገሥታት፡ ኹሉ፡ ጭፍሮች፡ ጋራ፡ ተዋጉ።

42፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ ዐሥራ፡ ዐምስት፡ ሺሕ፡ ሰዎቻቸውን፡ አጠፉአቸው፥ ቅቅልም እንደሚመቱ መስለው መቱአቸው፥ የቀሩትም ሕይወታቸውን ለማዳን ሸሹ።

43 ይሁዳም ገና በያሱብ ሬሳ አጠገብ ቆሞ ያሹብን ልብሱን ገፈፈው።

44 ይሁዳም ደግሞ በያሱብ ዙሪያ የነበረውን ብረትና ናሱን አወለ፤ እነሆም የያሱብ አለቆች ዘጠኝ ሰዎች ይሁዳን ሊወጉ መጡ።

45 ይሁዳም ፈጥኖ ድንጋይን ከመሬት አነሣ፥ አንዱንም በራሱ ላይ መታው፥ የራስ ቅሉም ተሰበረ፥ ሥጋውም ደግሞ ከፈረሱ ላይ ወደ ምድር ወደቀ።

46 የቀሩትም ስምንቱ አለቆች የይሁዳን ኃይል ባዩ ጊዜ እጅግ ፈሩ፥ ሸሹም፥ ይሁዳም ከአሥር ሰዎቹ ጋር አሳደዳቸው፥ ደርሰውም ገደሉአቸው።

47፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ የነገሥታቱን፡ ጭፍሮች፡ መታ፥ ከእነርሱም፡ ብዙዎችን፡ ገደሉ፥ ነገር፡ ግን፥ ነዚያ፡ ነገሥታት፡ ከአለቆቻቸው፡ ጋራ፡ በድፍረት፡ ቆሙ፥ ከስፍራቸውም፡ አልፈገፉም፥ በሠራዊታቸውም፡ ላይ፡ ጮኹ። ከያዕቆብ ልጆች ፊት ሸሹ፥ ነገር ግን ማንም የሚሰማቸው አልነበረም፥ እንዳይሞቱ ሕይወታቸውን ፈርተው ነበርና።

48፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ ኹሉ፡ የነገሥታትን፡ ጭፍሮች፡ ከመቱ፡ በኋላ፡ ተመለሱ፥ ወደ፡ ይሁዳም፡ ፊት፡ መጡ፤ ይሁዳም፡ ገና፡ የያሱብን፡ አለቃ፡ ስምንቱን፡ አለቃዎች፡ ገደለ፥ ልብሳቸውንም፡ አውልቆ፡ አውልቆ፡ ነበር።

49፤ ሌዊም፡ የጋዓስን፡ ንጉሥ፡ ኤሎንን፡ ከዐሥራ፡ አራቱ፡ አለቃዎቹ፡ ጋራ፡ ወደ፡ ርሱ፡ ሲቀርብ፡ አየ፤ ነገር፡ ግን፡ ሌዊ፡ በእውነት፡ አላወቀም።

50 ኤሎንም ከአለቆቹ ጋር ቀረበ፥ ሌዊም ወደ ኋላ ተመለከተ፥ ከኋላውም ጦርነት እንደ ተሰጠው አየ፤ ሌዊም ከአሥራ ሁለት ባሪያዎቹ ጋር ሮጠ፥ ሄደውም ኤሎንንና አለቆቹን በሰይፍ ስለት ገደሉአቸው።

ምዕራፍ 38

1፤ የሴሎም፡ ንጉሥ፡ ይሁሪ፡ ኤሎንን፡ ሊረዳው፡ ወጣ፥ ወደ፡ ያዕቆብም፡ ቀረበ፤ ያዕቆብም፡ በእጁ፡ ያለውን፡ ቀስት፡ መዘዘው፡ ቀስትም፡ መታው፥ እርሱም፡ ገደለው።

2 የሴሎም ንጉሥ ኢሁሪ በሞተ ጊዜ አራቱ ነገሥታት ከሌሎቹ አለቆች ጋር ከሥፍራው ሸሹ፥ ወደ ኋላም ለማፈግፈግ ሞከሩ። ከእኛ የበለጠ ኃያላን የነበሩት ካፒቴኖች።

3 የያዕቆብም ልጆች የቀሩት ነገሥታት ከሥልጣናቸው እንደ ወጡ ባዩ ጊዜ አሳደዱአቸው፤ ያዕቆብም ከቆመበት ከሴኬም ክምር መጣ፥ ነገሥታትንም ተከትለው ቀረቡአቸው። አገልጋዮቻቸው።

4፤ ነገሥታቱና፡ አለቃዎቹ፡ ከሌሎቹ፡ ሠራዊቶቻቸው፡ ጋራ፡ የያዕቆብ፡ ልጆች፡ ወደ፡ እነርሱ፡ እንደቀረቡ፡ ባዩ፡ ጊዜ፡ ነፍሳቸውን፡ ፈርተው፡ ወደ፡ አዛር፡ ከተማ፡ እስኪደርሱ፡ ሸሹ።

5፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ እስከ፡ አዛር፡ ከተማ፡ በር፡ ድረስ፡ አሳደዷቸው፥ በነገሥታቱም፡ በሠራዊታቸውም፡ ላይ፡ ታላቅ፡ መታ፡ አራት፡ ሺሕ፡ ያህሉ፡ ነበሩ፥ የነገሥታትንም፡ ሠራዊት፡ በመቱ፡ ጊዜ፡ ያዕቆብ፡ ተያዘበት። ቀስቱ ነገሥታትን ለመምታት ራሱን ያዘ፥ ሁሉንም ገደለ።

6 የአዛርን ንጉሥ ጳራቶንን በአዛር ከተማ በር ገደለው፤ ከዚያም በኋላ የሳርቶንን ንጉሥ ሱሲንን፥ የቤተ ቾሪንንም ንጉሥ ላባንን፥ የማክናይማንንም ንጉሥ ሻቢርን መታ፤ ሁሉንም በቀስት ገደለ። ከእነርሱም ሞቱ።

7፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ ነገሥታቱ፡ ኹሉ፡ እንደ፡ ሞቱ፡ እንደ፡ ተቀደዱና፡ እንደተሰደዱ፡ አይተው፡ ከነገሥታቱ፡ ጭፍሮች፡ ጋራ፡ በአዛር፡ በር፡ ፊት፡ ፊት፡ ወጉ፤ አራት፡ መቶ፡ ሰዎቻቸውንም፡ መታቸው።

8 በዚያም ሰልፍ ከያዕቆብ ባሪያዎች ሦስት ሰዎች ወደቁ ይሁዳም ሦስቱ ባሪያዎቹ እንደ ሞቱ ባየ ጊዜ እጅግ አዘነ፥ በአሞራውያንም ላይ ተቈጣ።

9 ከንገሥታቱ ጭፍሮችም የቀሩት ሰዎች ሁሉ ሕይወታቸውን እጅግ ፈሩ፣ ሮጠውም የአዛርን ከተማ ቅጥር ሰበሩ፣ እናም ሁሉም ለደህንነት ወደ ከተማይቱ ገቡ።

10 በአዛርም ከተማ መካከል ተሸሸጉ፤ የአዛር ከተማ እጅግ ሰፊና ሰፊ ነበረችና፣ እናም እነዚህ ሁሉ ጭፍራዎች ወደ ከተማይቱ በገቡ ጊዜ የያዕቆብ ልጆች ተከትለው ወደ ከተማይቱ ሮጡ።

11፤ በሰልፍም የተካኑ አራት ኃያላን ሰዎች ከከተማይቱ ወጥተው በከተማይቱ መግቢያ ላይ ቆሙ፥ የተመዘዘም ሰይፍና ጦር በእጃቸው ያዙ፥ በያዕቆብም ልጆች ፊት ተቆሙ፥ እንዲገቡም አልፈቀዱላቸውም። ከተማዋ ።

12 ንፍታሌምም ሮጦ በመካከላቸው ገባ፥ በሰይፉም ሁለቱን መታ፥ ራሶቻቸውንም በአንድ ጊዜ ቈረጠ።

13 ወደ ሌሎቹም ሁለቱ ዘወር አለ፥ እነሆም ሸሹ፥ አሳደዳቸውም፥ አገኛቸውም፥ መትቶ ገደላቸው።

14፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ ወደ፡ ከተማዪቱ፡ መጥተው፡ አዩ፥ እንሆም፥ ለከተማይቱም፡ ሌላ፡ ቅጥር፡ ነበረ፥ የቅጥሩንም በር ፈለጉ፥ አላገኙትምም፤ ይሁዳም በቅጥሩ ራስ ላይ ወጣ፥ ስምዖንም። ሌዊም ተከተለው፥ ሦስቱም ከቅጥሩ ወደ ከተማይቱ ወረዱ።

፲፭ እናም ስምዖንና ሌዊ ለደህንነት ወደ ከተማይቱ የሮጡትን ሰዎች ሁሉ፣ እንዲሁም የከተማይቱን ነዋሪዎች ሚስቶቻቸውንና ህፃናቶቻቸውን ገደሉ፣ በሰይፍም ስለት ገደሉ፣ የከተማይቱም ጩኸት ወደ ሰማይ ዐረገ። .

16 ዳንና ንፍታሌም የልቅሶውን ድምፅ ያዩ ዘንድ በቅጥሩ ላይ ዘመቱ፤ የያዕቆብም ልጆች ስለ ወንድሞቻቸው ተጨነቁ፤ የከተማይቱም ሰዎች በልቅሶና በልመና፡- የያዝነውን ሁሉ ውሰዱ እያሉ ሲናገሩ ሰሙ። በከተማ ውስጥ ውጡና አትግደሉን።

17 ይሁዳና ስምዖንና ሌዊም በከተማይቱ የሚኖሩትን መምታታቸውን በቆሙ ጊዜ፥ ወደ ቅጥሩም ወጡ፥ በቅጥሩም ላይ ያሉትን ዳንንና ንፍታሌምን፥ የቀሩትንም ወንድሞቻቸውን ጠሩ፤ ስምዖንና ሌዊም ነገሩአቸው። ወደ ከተማይቱም መግቢያ የያዕቆብም ልጆች ሁሉ ምርኮ ሊወስዱ መጡ።

18፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ የካዛርን፡ ከተማ፡ በጎችንና፡ ላሞችን፡ ንብረቱን፡ ዘረፉ፥ የተማረኩትንም ሁሉ ወሰዱ፥ በዚያም፡ ቀን፡ ከከተማዪቱ፡ ኼዱ።

19፤ በማግሥቱም፡ የያዕቆብ፡ ልጆች፡ ወደ፡ ሳርቶን፡ ኼዱ፥ በከተማዪቱ፡ የቀሩት፡ የሳርቶን፡ ሰዎች፡ ንጉሣቸውን፡ ስለ ገደሉ፡ ከእነርሱ፡ ጋራ፡ ሊዋጉ፡ እንደ፡ ተሰበሰቡ፡ ሰምተዋልና፡ ሳርቶንም፡ በጣም፡ ከፍታ፡ የተመሸገች፡ ከተማ፡ ነበረች። ከተማይቱንም ከበው ጥልቅ የሆነ ግንብ ነበራት።

20 የምሽጉም ዓምድ አምሳ ክንድ ወርዱም አርባ ክንድ ያህል ነበረ፥ ከቅጥሩም የተነሣ ማንም ወደ ከተማይቱ የሚገባበት ስፍራ አልነበረም፤ የያዕቆብም ልጆች የከተማይቱን ግንብ አዩ፥ ፈለጉም። በውስጡ መግቢያ ግን አላገኘውም።

21 የከተማይቱም መግቢያ በኋለኛው ነበርና፥ ወደ ከተማይቱም ሊገባ የሚወድ ሁሉ በዚያ መንገድ መጥቶ ከተማይቱን ሁሉ ዘረ፥ በኋላም ወደ ከተማይቱ ገባ።

22፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ ከተማዪቱን፡ የሚገቡበትን፡ መንገድ፡ ማጣታቸው፡ ባዩ ጊዜ፡ ቍጣቸው፡ ነደደ፥ በከተማዪቱም፡ የሚኖሩ፡ የያዕቆብ፡ ልጆች፡ ወደ፡ እነርሱ፡ ሲመጡ፡ ባዩ፡ ዘንድ፡ ፈርተው፡ አፈሩአቸው። ጥንካሬያቸው እና ቻዛር ላይ ያደረጉትን .

23 የሳርቶን ከተማ ነዋሪዎችም ወደ ከተማይቱ እንዳይገቡ እነርሱን ለመዋጋት በከተማይቱ ውስጥ ከተሰበሰቡ በኋላ ወደ ያዕቆብ ልጆች መውጣት አልቻሉም ነገር ግን ወደ እነርሱ መምጣታቸውን ባዩ ጊዜ። ኃይላቸውንና በአዛር ላይ ያደረጉትን ሰምተዋልና እጅግ ፈሩአቸው።

24 ስለዚህ የሳርቶን ሰዎች የያዕቆብ ልጆች ሳይመጡ የከተማይቱን መንገድ ድልድይ ከስፍራው ፈጥነው ወሰዱት ወደ ከተማይቱም አገቡት።

25፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ መጥተው፡ ከተማዪቱን፡ የሚያስገባውን፡ መንገድ፡ ፈለጉ፥ አላገኙአትምም፤ የከተማዪቱም፡ ሰዎች፡ ወደ፡ ቅጥሩ፡ ራስ፡ ላይ፡ ወጡ፥ አዩ፥ እንሆም፥ የያዕቆብ፡ ልጆች፡ ወደ፡ ከተማዪቱ፡ መግቢያ፡ ሲፈልጉ፡ ሲፈልጉ፡ ነበር። ከተማ.

26 የከተማይቱም ሰዎች በቅጥሩ ራስ ላይ ሆነው የያዕቆብን ልጆች ሰደቡአቸው፥ ሰደቡአቸውም፥ የያዕቆብም ልጆች ስድቡን ሰሙ፥ እጅግም ተቈጡ፥ ቍጣአቸውም በእነርሱ ውስጥ ነደደ።

27 የያዕቆብም ልጆች ተቈጡአቸው፥ ሁሉም ተነሥተው በጉልበታቸው ላይ በዘሩ ላይ ዘለሉ፥ በጉልበታቸውም የአጥሩን ወርድ አርባ ክንድ አለፉ።

28 ምሽጉን ካለፉ በኋላ በከተማይቱ ቅጥር ሥር ቆሙ፥ የከተማይቱም በሮች ሁሉ በብረት በሮች ተዘግተው አገኙ።

29፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ የከተማይቱን፡ በሮች፡ ይከፍቱ፡ ዘንድ፡ ቀረቡ፥ የከተማዪቱንም፡ በሮች፡ ሊከፍቱ፡ ቀረቡ፥ ሰዎችም፡ ከለከሏቸው፡ ከቅጥሩ፡ ራስ ፡ ላይ፡ ድንጋይና፡ ፍላጻ፡ ይወረውሩባቸው፡ ነበር።

30 በቅጥሩም ላይ የነበሩት ሰዎች ቍጥር አራት መቶ የሚያህሉ ነበሩ የያዕቆብም ልጆች የከተማይቱ ሰዎች የከተማይቱን በሮች እንዳይከፍቱላቸው ባዩ ጊዜ ተነሥተው ወደ ላይ ወጡ። ቅጥርም፥ ይሁዳም አስቀድሞ ወደ ከተማይቱ ምሥራቅ ወጣ።

31 ጋድና አሴርም ተከትለው ወደ ከተማይቱ ምዕራብ ወጡ፥ ስምዖንና ሌዊም በሰሜን፥ ዳንና ሮቤልም በደቡብ በኩል ወጡ።

32 በቅጥሩም ራስ ላይ የነበሩት በከተማይቱ የሚኖሩ ሰዎች የያዕቆብ ልጆች ወደ እነርሱ እንደ ወጡ ባዩ ጊዜ፥ ሁሉም ከቅጥሩ ሸሹ፥ ወደ ከተማይቱም ወረዱ፥ በአደባባይም መካከል ተሸሸጉ። ከተማዋ ።

33፤ ከቅጥሩም በታች የቀሩት ይሳኮርና ንፍታሌም ቀርበው የከተማይቱን በሮች ሰበሩ፥ በከተማይቱም በሮች ላይ እሳት አነደዱ፥ ብረቱም ቀለጠ፥ የያዕቆብም ልጆች ሁሉ እነርሱና ሰዎቻቸው ሁሉ ወደ ከተማይቱ ገቡ። ሰዎች፣ እናም ከሳርቶን ከተማ ነዋሪዎች ጋር ተዋጉ፣ እናም በሰይፍ ስለት መቱአቸው፣ እናም ማንም በፊታቸው አልቆመም።

34 ሁለት መቶ የሚያህሉ ሰዎችም ከከተማይቱ ሸሹ፥ ሁሉም ሄደው በከተማይቱ ባለ ግንብ ውስጥ ተሸሸጉ፤ ይሁዳም አሳደዳቸው እስከ ግንቡ ድረስ አሳደዳቸው፥ ግንቡን ሰበረ፥ በሰዎቹምላይ ወደቀ፥ ሁሉምሞቱ። .

35፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ ወደዚያ፡ ግንብ፡ ሰገነት፡ መንገድ፡ ወጡ፥ አዩም፥ እንሆም፥ በከተማይቱ፡ ከርቀት፡ ሌላ፡ ጠንካራና፡ ረጅም፡ ግንብ፡ ነበረ፥ ራሱም፡ እስከ፡ ሰማይ፡ ድረስ፡ ድረስ፡ የእሱም፡ ልጆች፡ ነበሩ። ያዕቆብም ፈጥኖ ወረደ፥ ሰዎቻቸውንም ሁሉ ወደዚያ ግንብ ሄደ፥ ሦስት መቶም የሚያህሉ ወንዶች ሴቶችና ሕፃናት ተሞልቶ አገኘው።

36፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ በግንቡ፡ ውስጥ፡ በእነዚያ፡ ሰዎች፡ ታላቅ፡ መታ፡ መታቸው፥ እነርሱም፡ ሸሹ፥ ከእነርሱም፡ ሸሹ።

37 ስምዖንና ሌዊም አሳደዱአቸው፥ ከተሸሸጉበትም አሥራ ሁለት ጽኑዓን ሰዎች ወደ እነርሱ ወጡ።

38 እነዚያም አሥራ ሁለቱ ሰዎች ከስምዖንና ከሌዊ ጋር በብርቱ ተዋጉ፥ ስምዖንና ሌዊም ሊያሸንፏቸው አልቻሉም፤ እነዚያም ጽኑዓን ሰዎች የስምዖንንንና የሌዊን ጋሻ ሰበሩ፤ ሌዊም በነበረ ጊዜ ከመካከላቸው አንዱ የሌዊን ራስ በሰይፍ መታ። ሰይፉን ፈርቶ ነበርና ፈጥኖ እጁን ወደ ራሱ አቀረበ፣ ሰይፉም የሌዊን እጅ መታው፣ የሌዊም እጅ መቆረጥ ጥቂት አልፈለገም።

39፤ ሌዊም፡ የኃያሉን፡ ሰይፍ፡ በእጁ፡ ያዘ፥ ከሰውየውም፡ አስገድዶ፡ ወሰደው፥ የኃይለኛውንም፡ ራስ፡ መታ፥ ራሱንም፡ ቈረጠ።

40 አሥራ አንድ ሰዎችም ከሌዊ ጋር ሊዋጉ ቀረቡ፥ ከእነርሱም አንዱ እንደ ተገደለ፥ የያዕቆብም ልጆች እንደ ተዋጉ አይተዋል የያዕቆብም ልጆች ሊያሸንፏቸው አልቻሉም፤ እነዚያ ሰዎች እጅግ ኃይለኞች ነበሩና።

41 የያዕቆብም ልጆች ሊያሸንፏቸው እንዳልቻሉ ባዩ ጊዜ ስምዖን ታላቅና ታላቅ ጩኸት ተናገረ፥ አሥራ አንዱም ኃያላን ሰዎች ከስምዖን የጩኸት ድምፅ የተነሣ ደነገጡ።

42 ይሁዳም የስምዖንን የጩኸት ድምፅ ከሩቅ አወቀ፤ ንፍታሌምም ይሁዳም ጋሻቸውን ይዘው ወደ ስምዖንና ሌዊ ሮጡ፥ ጋሻቸውም ስለ ተሰበረ ሊያሸንፏቸው ስላልቻሉ ከኃያላን ሰዎች ጋር ሲጣሉ አገኟቸው።

43 ንፍታሌምም የስምዖንና የሌዊ ጋሻዎች እንደ ተሰበረ አየ፥ ከባሪያዎቹም ሁለት ጋሻዎችን ወስዶ ወደ ስምዖንና ወደ ሌዊ አመጣ።

44፤ በዚያም፡ ቀን፡ ስምዖን፡ ሌዊ፡ ይሁዳ፡ ሦስቱንም፡ ከዐሥራ፡ አንዱ፡ ኃያላን፡ ሰዎች፡ ጋራ፡ እስከ፡ ፀሓይ፡ መግቢያ፡ ድረስ፡ ተዋጉ፤ ነገር፡ ግን፡ ሊያሸንፉአቸው፡ አልቻሉም።

45 ለያዕቆብም ይህ ነገር ተነገረው፥ እጅግም አዘነ፥ ወደ እግዚአብሔርም ጸለየ፥ እርሱም እና ልጁ ንፍታሌም በእነዚህ ኃያላን ሰዎች ላይ ሄዱ።

46 ያዕቆብም ቀረበ ቀስቱንም ሰደደ፥ ወደ ኃያላኑም ቀረበ፥ ሦስቱንም ሰዎቻቸውን በቀስት ገደለ፥ የቀሩትንም ስምንቱን ወደ ኋላ ተመለሰ፥ እነሆም፥ ከፊትና ከኋላ ሰልፍ ተከፈተባቸው። ሕይወታቸውን እጅግ ፈሩ፥ በያዕቆብም ልጆች ፊት መቆም አልቻሉም፥ ከፊታቸውምሸሹ።

47፤ በሸሹም ጊዜ ዳንንና አሴርን ወደ እነርሱ ሲመጡ አገኟቸው፥ ድንገትም በፊታቸው ወድቀው ተዋጉአቸው፥ ከእነርሱም ሁለቱን ገደሉ፥ ይሁዳና ወንድሞቹም አሳደዱአቸው፥ የቀሩትንምመቱ፥ ገደሉአቸውም። .

48፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ ኹሉ፡ ተመልሰው፡ ሰው፡ እንደ፡ ፈለጉ፡ ከተማዪቱን፡ ዘሩ፡ ሀያ፡ ያህሉ፡ ጉልማሶች፡ በከተማይቱ፡ ዋሻ፡ ውስጥ፡ አገኙ፡ ጋድና፡ አሴርም፡ ሁሉን፡ መታቸው፥ ዳንና፡ ንፍታሌምም፡ ተጋቡ። የቀሩትም ሸሽተው ከሁለተኛው ግንብ አምልጠው ሁሉንም መቱ።

49 የያዕቆብም ልጆች በሳርቶን ከተማ የሚኖሩትን ሁሉ መቱ፤ ሴቶቹንና ሕፃናትን ግን በከተማይቱ ውስጥ ትተው አልገደሉአቸውም።

50 እና በሳርቶን ከተማ የሚኖሩ ሁሉ ኃያላን ሰዎች ነበሩ፣ ከመካከላቸው አንዱ ሺህን ያሳድድ ነበር፣ እና ሁለቱ ከቀሩት ሰዎች ከአስር ሺህ አይሸሹም።

51፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ በሳርቶን፡ ከተማ፡ የሚኖሩትን፡ ኹሉ፡ በሰይፍ፡ ስለት፡ ገደሉ፥ ማንም፡ እስኪነሣባቸው፡ ድረስ፡ ሴቶችንም በከተማይቱ ውስጥ፡ ተዉ።

52 የያዕቆብም ልጆች የከተማይቱን ምርኮ ሁሉ ወሰዱ፥ የፈለጉትንም ማረኩ ከከተማይቱም በጎችንና ላሞችን ከብቶችንም ወሰዱ የያዕቆብም ልጆች በአዛርና በነዋሪዎቿ ላይ እንዳደረጉት በሳርቶንና በነዋሪዎቿ ላይ አደረጉ። ነዋሪዎቿምተመልሰውሄዱ።

ምዕራፍ 39

1፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ ከሳርቶን፡ ከተማ፡ በኼዱ፡ ጊዜ፡ ሁለት፡ መቶ፡ ክንድ፡ ያኽሉ፡ ኼዱ፡ ዘንድ፡ የታፕናኽ፡ ሰዎች፡ ወደ፡ እነርሱ፡ ሲመጡ፡ ሲመጡ፡ ነበር፥ የታፕናክንም፡ ንጉሥ፡ ስለ መቱ፡ ሊዋጉአቸውም፡ ወጥተው፡ ነበር። ሁሉምሰዎቹ።

2 በታፕናክም ከተማ የቀረው ሁሉ ከያዕቆብ ልጆች ጋር ሊዋጉ ወጡ፤ ከካዛርና ከሳርቶን የማረኩትን ምርኮና ምርኮ ከእነርሱ ይወስዱ ዘንድ አሰቡ።

3፤ የቀሩትም፡ የታፕናኽ፡ ሰዎች፡ በዚያ፡ ስፍራ፡ ከያዕቆብ፡ ልጆች፡ ጋራ፡ ተዋጉ፥ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ መቷቸው፥ ከፊታቸውም፡ ሸሹ፥ ወደ፡ አርቤላንም፡ ከተማ፡ አሳደዷቸው፡ ኹሉም በልጆቻቸውፊት ወደቁ። የያዕቆብ.

4የያዕቆብም ልጆች የተፕናቅን ምርኮ ይወስዱ ዘንድ ወደ ታፕናክ መጡ፤ ወደ ታፕናክም በመጡ ጊዜ የአርቤላን ሰዎች የወንድሞቻቸውንና የልጆቹን ምርኮ ለማዳን ሊገናኙአቸው እንደ ወጡ ሰሙ። የያዕቆብም ከተማይቱን ይዘርፉ ዘንድ አሥር ሰዎቻቸውን በታፕናክ ተወ፥ ወደ አርቤላንም ሰዎች ወጡ።

5፤ የአርቤላም፡ ሰዎች፡ ከያዕቆብ፡ ልጆች፡ ጋራ፡ ሊዋጉ፡ ከሚስቶቻቸው፡ ጋራ፡ ወጡ፤ ሚስቶቻቸውም፡ በሰልፍ፡ ስለነበሩ፥ አራት፡ መቶ፡ ሴቶችና፡ ሴቶች፡ ነበሩ።

6የያዕቆብም ልጆች ሁሉ በታላቅ ድምፅ ጮኹ፥ በታላቅና በታላቅ ድምፅ ሁሉም ወደ አርቤላን ሰዎች ሮጡ።

7፤ በአርቤላም የሚኖሩ የያዕቆብን ልጆች ጩኸት፥ ጩኸታቸውንም እንደ አንበሶች ድምፅ፥ እንደ ባሕርና ሞገድ ጩኸት ሰሙ።

8ከያዕቆብም ልጆች የተነሣ ፍርሃትና ድንጋጤ በልባቸው ያዘ፥ እጅግም ፈሩአቸው፥ አፈገፈጉም ከፊታቸውም ወደ ከተማይቱ ሸሹ፥ የያዕቆብም ልጆች እስከ ከተማይቱ በር ድረስ አሳደዷቸው፥ በከተማው ውስጥ ደረሱባቸው።

9 የያዕቆብም ልጆች በከተማይቱ ውስጥ ከእነርሱ ጋር ተዋጉ፥ ሴቶቻቸውም ሁሉ ከያዕቆብ ልጆች ጋር ሊወጉ ተማከሩ፤ እስከዚያም ቀን ድረስ ውጊያው በመካከላቸው እጅግ ጸንቶ ነበር።

10 የያዕቆብም ልጆች ሊያሸንፏቸው አልቻሉም፥ የያዕቆብም ልጆች በዚያ ሰልፍ ሊጠፉ ቀርቦ ነበር፥ የያዕቆብም ልጆች ወደ እግዚአብሔር ጮኹ፥ እጅግም በረቱ፥ ወደ ማታም በረታ፥ የያዕቆብም ልጆች በምድሪቱ የሚኖሩትን ሁሉ መቱ። አርቤላን በሰይፍ ስለት,ወንዶች,ሴቶች እና ትናንሽ ልጆች.

፲፩ እናም ደግሞ ከሳርቶን የሸሹት ሰዎች የቀሩት፣ የያዕቆብ ልጆች በአርቤላን መቱአቸው፣ እናም የያዕቆብ ልጆች በአርቤላን እና በታፕናክ በአዛር እና በሳርቶን ላይ እንዳደረጉት አደረጉ፣ ሴቶቹም ሁሉ እንዳደረጉት ባዩ ጊዜ። ሰዎች ሞተው በከተማይቱ ሰገነት ላይ ሄደው የያዕቆብን ልጆች እንደ ዝናብ ድንጋይ በማዘንበል ገደሏቸው።

12 የያዕቆብም ልጆች ፈጥነው ወደ ከተማይቱ ገቡ ሴቶቹንም ሁሉ ያዙ በሰይፍም ስለት መቱአቸው የያዕቆብም ልጆች ምርኮውንና ምርኮውን ሁሉ በጎችንና ላሞችን ከብቶችንም ማረኩ።

13፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ በታፕናቅ፡ በአዛርና፡ በሴሎ፡ እንዳደረጉት፡ ማክናይማ፡ አደረጉ፤ ከዚያም፡ ተነሥተው፡ ኼዱ።

14 በአምስተኛውም ቀን የጋአስ ሰዎች ንጉሣቸውንና አለቆቻቸውን ገድለዋልና የጋዓስ ሰዎች በእነርሱ ላይ እንደ ተሰበሰቡ ሰሙ፤ በጋዓስ ከተማ አሥራ አራት አለቆችና የያዕቆብ ልጆች ነበሩና። በመጀመሪያው ጦርነት ሁሉንም ገድለው ነበር።

15፤ በዚያም፡ ቀን፡ የያዕቆብ፡ ልጆች፡ የጦር፡ ጦራቸውን፡ ታጥቀው፡ ከጋዓስ፡ ሰዎች፡ ጋራ፡ ለመውጋት፡ ዘመቱ፡ በጋዓስም፡ የአሞራውያን፡ ልጆች፡ ጽኑዕና፡ ኀይለኛ፡ ሕዝብ፡ ነበረ፥ ጋዓስም፡ ኀይለኛውና፡ ምርጥ፡ ነበረ። የአሞራውያን ከተሞች ሁሉ የተመሸገች ከተማ፥ ሦስትም ቅጥር ነበራት።

16 የያዕቆብም ልጆች ወደ ጋዓስ መጡ፥ የከተማይቱም በሮች ተቈልፈው አምስት መቶ የሚያህሉ ሰዎች በቅጥሩ ራስ ላይ ቆመው አገኙ፤ ብዙ ሕዝብም በባሕር ዳር እንዳለ አሸዋ ተደብቆ ነበር። የያዕቆብም ልጆች ከከተማይቱ በስተኋላዋ።

17፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ የከተማዪቱን፡ በሮች፡ ሊከፍቱት፡ ቀረቡ፥ በቀረቡም፡ ጊዜ፥ እንሆ፡ በከተማዪቱ፡ ኋላ፡ የተደበቁ፡ የነበሩት፡ ከሥፍራቸው፡ ወጥተው፡ የያዕቆብን፡ ልጆች፡ ከበው።

18፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ በጋዓስ፡ ሰዎች፡ መካከል፡ ተከበቡ፥ ሰልፉም፡ ከፊትና፡ ከኋላ፡ ነበር፥ በቅጥሩም፡ ላይ፡ የነበሩ፡ ሰዎች፡ ኹሉ፡ ፍላጻዎችንና፡ ድንጋዮችን፡ ይወረውሩባቸው፡ ነበር።

19 ይሁዳም የጋዓስ ሰዎች እየከበዱባቸው እንደ መጡ ባየ ጊዜ እጅግ የሚያስፈራ ታላቅ ጩኸት ጮኸ፤ የጋዓስም ሰዎች ሁሉ ከይሁዳ የጩኸት ድምፅ የተነሣ ደነገጡ፤ ከቅጥሩም የተነሣ ከቅጥሩ ወደቁ። በውጭም በከተማይቱም ውስጥ የነበሩት ሁሉ ሕይወታቸውን እጅግ ፈሩ።

20የጋዓስም ሰዎች ከቅጥሩ ራስ ላይ ድንጋይና ቀስት በወረወሩባቸው ጊዜ የያዕቆብ ልጆች የከተማይቱን በሮች ሊሰብሩ ቀረቡ፥ ከበሩም ሸሹ።

21፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ ከእነርሱ፡ ጋራ፡ በነበሩት፡ ከከተማይቱ፡ ውጭ፡ በነበሩት፡ በጋዓስ፡ ሰዎች፡ ላይ፡ ተመለሱ፥ ቀመራም እንደሚመቱ፡ አስቸግራቸው፡ መቷቸው፥ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ መቋቋም፡ አቃታቸው፥ ፍርሃትና፡ ድንጋጤ፡ ያዛቸው። በይሁዳ ጩኸት.

22 የያዕቆብም ልጆች ከከተማይቱ ውጭ የነበሩትን ሰዎች ሁሉ ገደሉ፤ የያዕቆብም ልጆች ወደ ከተማይቱ ሊገቡና በከተማይቱ ቅጥር ሥር ሊዋጉ ገና ቀረቡ፤ የጋዓስም ሰዎች ሁሉ አልቻሉም። የያዕቆብም ልጆች ከእነርሱ ጋር ሊዋጉ ወደ ከተማይቱ መቅረብ እስኪሳናቸው ድረስ በከተማይቱ የቀሩት የጋዓስን ቅጥር በየአቅጣጫው ከበቡ።

23፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ ከቅጥሩ፡ በታች፡ ሊዋጉ፡ ወደ፡ አንድ፡ ማእዘን፡ ቀረቡ፡ የጋዓሽም፡ ሰዎች፡ ፍላጻዎችና፡ ድንጋዮች፡ እንደ፡ ዝናብ፡ ዐውሎ፡ ወረወሩባቸው፥ ከቅጥሩም በታች፡ ሸሹ።

24 በቅጥሩም ላይ የነበሩት የጋዓስ ሰዎች የያዕቆብ ልጆች ከቅጥሩ በታች ሊያሸንፏቸው እንዳልቻሉ ባዩ ጊዜ በዚህ ቃል የያዕቆብን ልጆች ተሳደቡ።

25 በጦርነቱ የማትችሉት ነገር ምን አላችሁ? ኃያላኑ በሆነይቱ በጋአስና በሚኖሩባት ላይ ይህን ያህል ኃያላን ባልሆኑ በአሞራውያን ከተሞች ላይ እንዳደረግህ ታደርጋለህን? ከእኛ መካከል ለነበሩት ለደካሞች ይህን አደረግህ በከተማይቱም መግቢያ ላይ ገደላቸው፤ ከጩኸትህ ድምፅ የተነሣ ደንግጠው ኀይል አልነበራቸውምና።

26 እንግዲህ በዚህ ስፍራ መዋጋት ትችላላችሁን? በእውነት እዚህ ሁላችሁ ትሞታላችሁ፤ እኛም ያጠፋችኋቸውን ከተሞች ፍርድ እንበቀላለን።

27 የጋዓስም ሰዎች የያዕቆብን ልጆች እጅግ ተሳደቡ፥ ከአማልክቶቻቸውም ጋር ሰደቡአቸው፥ ከቅጥሩም ላይ ቀስቶችንና ድንጋዮችን ወረወሩባቸው።

28 ይሁዳና ወንድሞቹም የጋዓስን ሰዎች ቃል ሰሙ፥ ቍጣቸውም እጅግ ተቈጣ፥ ይሁዳም በዚህ ነገር በአምላኩ ላይ ቀንቶአልና፡ — አቤቱ፥ እርዳን፥ ለእኛና ለእኛም ረድኤትን ላክ አለ። ወንድሞች.

29፤ በፍጹም ኃይሉ በሩቅ ሮጠ የተመዘዘም ሰይፍ በእጁ ይዞ፥ ከምድርም ወጥቶ በኃይሉ ተነሥቶ በቅጥሩ ላይ ተቀመጠ፥ ሰይፉም ከእጁ ወደቀ።

30 ይሁዳም በቅጥሩ ላይ ጮኸ፥ በቅጥሩም ላይ የነበሩት ሰዎች ሁሉ ደነገጡ፥ ከእነርሱም አንዳንዶቹ ከቅጥሩ ወደ ከተማይቱ ወድቀው ሞቱ፥ በቅጥሩም ላይ የነበሩት የይሁዳን ብርታት ባዩ ጊዜ። እጅግ ፈርተው ሕይወታቸውን ለማዳን ወደ ከተማይቱ ሸሹ።

31፤ አንዳንዶቹም ከይሁዳ ጋር በቅጥር ላይ ሊዋጉ ደፈሩ፥ በይሁዳም እጅ ሰይፍ እንደሌለ ባዩ ጊዜ ሊገድሉት ቀረቡ፥ ከቅጥሩም ወደ ወንድሞቹና የከተማይቱ ሃያ ሰዎች ሊጥሉት አሰቡ። ሊረዳቸው ወጡ፥ ይሁዳንም ከበቡ፥ ሁሉም በላዩ ጮኹ፥ የተመዘዘም ሰይፍ ይዘው ወደ እርሱ ቀረቡ፥ ይሁዳንም አስፈሩ፥ ይሁዳም ከቅጥሩ ሆኖ ወንድሞቹን ጮኸ።

32 ያዕቆብና ልጆቹም ቀስቱን ከቅጥሩ በታች ገዘዙ፥ በግንቡ ራስ ላይ ከነበሩት ሰዎች ሦስቱን መቱ፤ ይሁዳም አለቀሰች፥ አቤቱ፥ እርዳን፥ አቤቱ አድነን፥ እርሱም አድነን ብሎ ጮኸ። በታላቅ ድምፅ በቅጥሩ ላይ ጮኸ፥ ጩኸቱም ከሩቅ ተሰማ።

33፤ ከዚህም፡ ጩኸት፡ በኋላ፡ ደግሞ፡ ጮኸ፡ በቅጥሩ፡ ራስ፡ ላይ፡ የከቡት፡ ሰዎች፡ ኹሉ፡ ፈርተው፡ ፈሩ፥ እያንዳንዳቸውም፡ ሰይፉን፡ ከእጁ፡ ወረወረው፡ ከይሁዳ፡ ጩኸት፡ ድምፅ፡ ና፡ መንቀጥቀጡም፡ ተነሣ፡ ሸሹ።

34 ይሁዳም ከእጃቸው የወደቁትን ሰይፎች ወሰደ፥ ይሁዳም ከእነርሱ ጋር ተዋጋ፥ ሀያውንም ሰዎቻቸውን በቅጥሩ ላይ ገደለ።

35 ሰማንያ የሚያህሉ ወንዶችና ሴቶችም ከከተማይቱ ወደ ግድግዳው ወጥተው ሁሉም ይሁዳን ከበቡት፤ እግዚአብሔርም የይሁዳን ፍርሃት በልባቸው ስላሳየ ወደ እርሱ መቅረብ አልቻሉም።

36 ያዕቆብና ከእርሱም ጋር ያሉት ሁሉ ቀስቱን ከቅጥሩ በታች ገዘፉ፥ አሥር ሰዎችንም በቅጥሩ ላይ ገደሉ፥ በያዕቆብና በልጆቹም ፊት ከቅጥሩ በታች ወደቁ።

37 በቅጥሩም ላይ የነበሩት ሰዎች ሀያዎቹ ሰዎች እንደ ወድቁ ባዩ ጊዜ የተመዘዘ ሰይፍ ይዘው ወደ ይሁዳ ሮጡ፤ ነገር ግን የይሁዳን ኃይል እጅግ ፈርተው ነበርና ወደ እርሱ መቅረብ አልቻሉም።

38 ይሁዳም ፈጥኖ ጋሻውን በራሱ ላይ አኖረ፥ ሰይፉም ጋሻውን መታው፥ ሰይፉም ጋሻውን መታ፥ ለሁለትም ተሰነጠቀ።

39 ይሁዳን ከመታ በኋላ ይህ ኃያል ሰው ይሁዳን ከመፍራት የተነሣ ነፍሱን ለማዳን ሮጠ፥ እግሩም በቅጥሩ ላይ ወደቀ፥ ከቅጥሩም በታች ባሉት በያዕቆብ ልጆች መካከል ወደቀ፥ የያዕቆብም ልጆች መቱት። ገደለው።

40 የይሁዳም ራስ ከኃይለኛው መደብደብ የተነሣ አሠቃየው፤ ይሁዳም በእርሱ ሊሞት ቀርቦ ነበር።

41 ይሁዳም ዳን በሰማው ጊዜ ከሥቃዩ የተነሳ በቅጥሩ ላይ ጮኸ፥ ቍጣውም በውስጡ ነደደ፤ እርሱም ደግሞ ተነሥቶ ርቆ ሄዶ ሮጠ ከምድርም ሮጦ በቅጥሩ ላይ ተቀመጠ። በቁጣው-የተደሰተ ጥንካሬ.

42፤ ዳንም፡ ወደ፡ ይሁዳ፡ ቀረበው፡ ቅጥሩ፡ ላይ፡ በመጣ፡ ጊዜ፡ በይሁዳ፡ ላይ፡ የቆሙት፡ የቆሙት፡ ሰዎች፡ ኹሉ፡ ሸሹ፥ ወደ፡ ሁለተኛውም፡ ቅጥር፡ ወጡ፥ ከሁለተኛውም፡ ቅጥር፡ በዳንና፡ በይሁዳ፡ ላይ፡ ቀስቶችንና፡ ድንጋዮችን፡ ወረወሩ። ከግድግዳው ሊያባርራቸው ፈለገ።

43 ፍላጻዎቹና ድንጋዮቹም ዳንንና ይሁዳን መታው፥ በቅጥሩም ላይ ሊገደሉ ተቃርበው ነበር፤ ዳንና ይሁዳም ከቅጥሩ በሸሹበት ቦታ ሁሉ ከሁለተኛው ግንብ በወጡ ፍላጻዎችና ድንጋዮች ተመቱ።

44፤ ያዕቆብና፡ ልጆቹም፡ ከመጀመሪያው፡ ቅጥር፡ በታች፡ በከተማዪቱ፡ መግቢያ፡ ውስጥ፡ ነበሩ፥ ቀስታቸውንም፡ በከተማዪቱ፡ ሰዎች፡ ላይ፡ መግጠም፡ አቃታቸው፥ በሁለተኛውም፡ ቅጥር፡ ላይ፡ ሳሉ፡ ስለማይታዩአቸው።

45፤ ዳንና፡ ይሁዳም፡ ከሁለተኛው፡ ቅጥር፡ የወደቁባቸውን፡ ድንጋዮችና፡ ፍላጻዎች፡ መሸከም፡ አቃታቸው፥ ኹለቱም፡ በሁለተኛው፡ ቅጥር፡ ላይ፡ ወደ፡ ከተማዪቱ፡ ሰዎች፡ ላይ፡ ላይ ፡ ላይ፡ ቆሙ። ዳንና ይሁዳ በሁለተኛው ግንብ ላይ ወደ እነርሱ እንደ መጡ ቅጥር ባየ ጊዜ ሁሉም ጮኹ በቅጥሩም መካከል ወደ ታች ወረዱ።

46 ያዕቆብና ልጆቹም የከተማይቱን ሰዎች የጩኸት ድምፅ ሰሙ፥ አሁንም በከተማይቱ መግቢያ ላይ ሳሉ፥ ያላዩአቸው ስለ ዳንና ስለ ይሁዳ ተጨነቁ፥ በሁለተኛውም ላይ ነበሩ። ግድግዳ.

47 ንፍታሌምም በከተማይቱ ውስጥ የሰሙትን የጩኸት ድምፅ ያይ ዘንድ በቍጣው ኀይሉ ወጣ፥ ይሳኮርና ዛብሎንም የከተማይቱን በሮች ሊሰብሩ ቀረቡ፥ ከፈቱም። ወደ ከተማይቱም በሮች ገቡ።

48 ንፍታሌምም ከመጀመሪያው ቅጥር ወደ ሁለተኛው ዘለለ፥ ወንድሞቹንና በቅጥሩ ላይ የነበሩትን የጋዓስ ሰዎች ለመርዳት መጡ፤ ንፍታሌም ወንድሞቹን ለመርዳት የወጣው ሦስተኛው እንደ ሆነ ባዩ ጊዜ፥ ሁሉም ሸሽተው ወረዱ። ወደ ከተማይቱም ገቡ፥ ያዕቆብም ልጆቹም ሁሉ ጉልማሶቻቸውም ሁሉ ወደ እነርሱ ወደ ከተማይቱ ገቡ።

49 ይሁዳና ዳን ንፍታሌምም ከቅጥሩ ወደ ከተማይቱ ወረዱ፥ የከተማይቱንም ሰዎች አሳደዱ፤ ስምዖንና ሌዊም ከከተማይቱ ውጭ ነበሩ፥ በሩም እንደ ተከፈተ አላወቁም፥ ከዚያም ወደ ቅጥሩ ወጡ። ወደ ከተማይቱ ወደ ወንድሞቻቸው መጡ።

50፤ የከተማይቱም፡ ሰዎች፡ ኹሉ፡ ወደ፡ ከተማይቱ፡ ወርደው፡ ነበር፥ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ በተለያዩ፡ አቅጣጫዎች፡ ወደ
እነርሱ፡ መጡ፥ ሰልፉም፡ ከፊትና፡ ከኋላ፡ ኾነባቸው፥ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ አስፈሪ፡ መቷቸው፥ ገደላቸውም። ከመካከላቸውም ሀያ ሺህ ያህል ወንዶችና ሴቶች፥ ከያዕቆብ ልጆች አንድ ስንኳ ሊቋቋም አልቻለም።
51 ደሙም በከተማይቱ ውስጥ ብዙ ፈሰሰ፥ እንደ ውኃም ፈሳሽ ነበረ፥ ደሙም በከተማይቱ ዳርቻ እንደ ወንዝ ፈሰሰ፥ ወደ ቤተ ቾሪንም ምድረ በዳ ደረሰ።
52፤ የቤትሖሪንም፡ ሰዎች፡ ከርቀት፡ ከጋዓሽ፡ ከተማ፡ የፈሰሰውን፡ ደም፡ አዩ፥ ከመካከላቸውም፡ ሰባ፡ ያህሉ፡ ሰው፡ ደሙን፡ ሊያዩ፡ ሮጡ፡ ደሙም ወዳለበት፡ ስፍራ፡ መጡ።
53 የደሙንም መንገድ ተከትለው ወደ ጋዓስ ከተማ ቅጥር መጡ፥ ከከተማይቱም ደም ሲፈስ አዩ፥ ከጋአስም ሰዎች የጩኸት ድምፅ ሰሙ፥ ወደ ሰማይም ዐርጋለችና፥ ደሙም እንደ ወንዝ በብዛት ይፈስ ነበር።
54፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ ኹሉ፡ የጋዓስን፡ ሰዎች፡ መታ፥ እስከ፡ ማታም፡ ድረስ፡ ሊገድሏቸው፡ ተመዱ፤ እስከ፡ ማታ፡ ድረስ፡ ሊገድሉአቸው፡ ነበሩ፥ ወንዶችና፡ ሴቶችም፡ ሀያ፡ ሺሕ፡ ያህሉ፡ ነበሩ፤ የቾሪንም
ሰዎች፡ እንዲህ፡ በእውነት፡ የዕብራውያን፡ ሥራ፡ ነውና፡ አሉ። አሁንም በአሞራውያን ከተሞች ሁሉ ጦርነትን ዘረጋ።
55 እነዚያም ሰዎች ፈጥነው ወደ ቤተ ቾሪን ሮጡ፥ እያንዳንዳቸውም የጦር መሣሪያቸውን ያዙ፥ በቤተቾሪንም የሚኖሩትን ሁሉ ጮኹ፤ እነርሱም ሄደው ከያዕቆብ ልጆች ጋር ይዋጉ ዘንድ የጦር መሣሪያቸውን ታጥቀው ነበር።
56 የያዕቆብም ልጆች የጋዓስን ሰዎች መትተው በፈጸሙ ጊዜ የተገደሉትን ሁሉ ሊገፉ ከተማይቱን ዘሩ፥ በከተማይቱም ውስጠኛው ክፍል ገብተው እጅግ በጣም ኃያላን ሦስት ሰዎች አገኙ፥ ሰይፍም አልነበረም። በእጃቸው.
57፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ ወደ፡ ነበሩበት፡ ወጡ፥ ኃያላኑም፡ ሸሹ፥ ከመካከላቸውም፡ ዘብሎን፡ ወስዶ፡ አንዱ፡ ዘብሎን፡ ወስዶ፡ አየው፡ ሕፃንም፡ ቍመቱም፡ ቍመቱ፡ አጭሩ፡ ነበረ፥ በኀይሉም፡ ወደ፡ መቃብር፡ አጋጨው። መሬት.
58 ያዕቆብም በሰይፍ ወደ እርሱ ሮጠ፥ ያዕቆብም ከወገቡ በታች በሰይፍ መታው፥ ለሁለትም ከፈለው፥ አስከሬኑም በዘብሎን ላይ ወደቀ።
59 ሁለተኛውም ቀርቦ ያዕቆብን በምድር ላይ እንዲወድቅ ያዘው፤ ያዕቆብም ወደ እርሱ ዘወር ብሎ ጮኸለት፤ ስምዖንና ሌዊም ሮጠው ወገቡን በሰይፍ መቱት፤ በምድርም ላይ ወድቀው ጣሉት።
60 ኃያሉም ተቆጥቶ በታላቅ ኃይል ከምድር ተነሣ፤ ይሁዳም እግሩን ሳይዘረጋ ወደ እርሱ መጥቶ ራሱን በሰይፍ መታው፥ ራሱንም ተሰንጥቆ ሞተ።
61 ሦስተኛውም ኃያል ሰው ባልንጀሮቹ እንደ ተገደሉ ባየ ጊዜ ከያዕቆብ ልጆች ፊት ሸሸ የያዕቆብም ልጆች በከተማይቱ ውስጥ አሳደዱት። ኃያሉም ሲሸሽ በከተማይቱ ውስጥ ካሉት ሰዎች ሰይፍ አንዱን አገኘ፥ አንሥቶም ወደ ያዕቆብ ልጆች ዘወር ብሎ በዚያ ሰይፍ ተዋጋቸው።
62 ኃያሉም ራሱን በሰይፍ ይመታው ዘንድ ወደ ይሁዳ ሮጠ፥ በይሁዳም እጅ ጋሻ አልነበረውም። ሊመታውም ባሰበ ጊዜ ንፍታሌም ፈጥኖ ጋሻውን አንሥቶ በይሁዳ ራስ ላይ አደረገው፤ የኃያሉም ሰይፍ የንፍታሌምን ጋሻ መታ፤ ይሁዳም ከሰይፍ አመለጠ።
63 ስምዖንና ሌዊም በሰይፋቸው ወደ ኃያሉ ሰው ሮጠው በኃይል በሰይፋቸው መቱት፣ ሁለቱም ሰይፎች በኃይለኛው ሰው አካል ውስጥ ገብተው ለሁለት ከፈሉት።
64፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ በዚያን፡ ጊዜ፡ ሦስቱን፡ ኃያላን፡ የጋዓስን፡ ሰዎች፡ ኹሉ፡ መቷቸው፥ ቀኑም ሊሻገር ቀርቦ ነበር።
65፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ በጋአስ፡ ዘሩ፡ ከተማዪቱንም፡ ምርኮ፡ ኹሉ፥ ሕጻናትንና፡ ሴቶችን፡ እንዲኖሩ፡ አልፈቀዱላቸውም፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ በሳርቶንና፡ ሴሎ፡ ያደረጉትን፡ በጋአስ፡ አደረጉ።

ምዕራፍ 40

1 የያዕቆብም ልጆች የጋዓስን ምርኮ ሁሉ ወሰዱ፥ ከከተማይቱም በሌሊት ወጡ።
2፤ ወደ ቤተ ቾሪን ግንብ እየሄዱ ወጡ፥ የቤትቾሪንም ሰዎች ሊገናኙአቸው ወደ ሰፈሩ ሄዱ፥ በዚያም ሌሊት የያዕቆብ ልጆች በቤተ ቾሪን ግንብ ውስጥ ከቤተ ቾሪን ሰዎች ጋር ተዋጉ።
3፤ የቤትሖሪንም፡ ሰዎች፡ ኹሉ፡ ኃያላን፡ ነበሩ፥ ከመካከላቸውም፡ ከሺሕ፡ ሰዎች፡ ፊት፡ አይሸሽም ነበር፥ በዚያችም ሌሊት፡ በአምባው፡ ላይ፡ ተዋጉ፥ ጩኸታቸውም፡ በዚያ፡ ሌሊት፡ ከሩቅ፡ ተሰማ፥ ምድርም፡ ተናወጠች። መጩህ ።
4፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ ኹሉ፡ እነዚያን፡ ሰዎቹ፡ በጨለማ፡ መጋደል፡ እንደ፡ ሌለባቸው፡ ፈርተው፡ አፈሩ፥ እጅግም፡ አፈሩ፥ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ ወደ፡ እግዚአብሔር፡ ጮኹ፡ አቤቱ፡ አቤቱ፡ እርዳን፡ አዳን። በእነዚህ ያልተገረዙ ሰዎች እጅ እንዳንሞት።
፭ እናም እግዚአብሔር የያዕቆብን ልጆች ድምፅ ሰማ፣ እና እግዚአብሔር ታላቅ ድንጋጤና ግራ መጋባትን የቤትቾሪንን ሰዎች ያዘ፣ እናም እርስ በርሳቸው በሌሊት ጨለማ ተዋጉ፣ እርስ በርሳቸውም ተጣሉ። ታላቅ ቁጥሮች.
6 የያዕቆብም ልጆች እግዚአብሔር በእነዚያ ሰዎች መካከል የጠማማ መንፈስ እንዳመጣላቸውና እያንዳንዱም ከባልንጀራው ጋር እንደተዋጋ አውቀው ከቤተኮሮን ሕዝብ ጭፍሮች መካከል ወጥተው ወደ ምድር መውረድ ሄዱ። የቤተ ቾሪን ግንብ፥ ከዚያም በላይ፥ በዚያች ሌሊት ከወጣቶቻቸው ጋር በሰላም ተቀመጡ።
7፤ የቤትሖሪንም፡ ሰዎች፡ ሌሊቱን፡ ኹሉ፡ ተዋጉ፡ አንዱ፡ ሰው፡ ከወንድሙ፡ ሌላውም፡ ከጎረቤቱ፡ ጋራ፡ በየአቅጣጫውም፡ በአምባው፡ ላይ፡ ጮኹ፥ ጩኸታቸውም፡ ከርቀት፡ ተሰማ፥ ምድር

ም፡ ኵሉ፡ ተናወጠች። በምድር ላይ ካሉት ሰዎች ሁሉ በላይ ኃያላን ነበሩና ድምፃቸው።

8 በከነዓናውያንም ኬጢያውያንም አሞራውያንም ኤዊያውያንም የከነዓንም ነገሥታት ሁሉ በዮርዳኖስ ማዶ ያሉትም ሁሉ በዚያች ሌሊት የጩኸቱን ድምፅ ሰሙ።

9 እነርሱም። ይህ በእውነት ከሰባቱ ከተማዎች ጋር የሚዋጉአቸው ወደ እነርሱ የቀረቡ የዕብራውያን ጦርነቶች ናቸው አሉ። እነዚያን ዕብራውያንስ ማን ሊቃወማቸው ይችላል?

10 በከነዓናውያንም ከተሞች የሚኖሩ ሁሉ በዮርዳኖስም ማዶ ያሉት ሁሉ የያዕቆብን ልጆች እጅግ ፈሩ፤ እነሆ፥ እንደ ተደረገው እንዲሁ ይደረግብናል ብለው ነበርና። እነዚያ ከተሞች ኃይላቸውን የሚቃወማቸው ማን ነው?

11 በዚያችም ሌሊት የኮሪናውያን ጩኸት እጅግ በረታ፥ እየበዛም ቀጠለ። እስከ ጥዋትም ድረስ እርስ በርሳቸው ተፋቱ፥ ከእነርሱም ብዙ ተገደሉ።

12 በነጋም ጊዜ የያዕቆብ ልጆች ሁሉ በማለዳ ተነሥተው ወደ ሰፈሩ ወጡ፥ ከኮሪናውያንም የቀሩትን በአስፈሪ ሁኔታ መቱአቸው፥ ሁሉም በግቢውውስጥ ተገደሉ።

13 በስድስተኛውም ቀን ታየ፥ በከነዓንም የሚኖሩ ሁሉ የቤተኮሮን ሰዎች ሁሉ በቤተቾሪን ግንብ ሞተው፥ እንደ የበግ ጠቦትና የፍየል ሬሳ ሆነው በዙርያውም በሩቅ አዩ።

14፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ ከጋዓስ፡ የማረኩትን፡ ምርኮ፡ ኵሉ፡ ወሰዱ፥ ወደ፡ ቤትሖሪንም፡ ኼዱ፥ ከተማይቱም፡ እንደ፡ ባሕር፡ አሸዋ፡ ሰው፡ ተሞላ፥ አገኟቸውም፥ ተዋጉአቸውም፥ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ በዚያ፡ መታቸው። እስከ ምሽት ድረስ.

15፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ በጋዓስና፡ በተፕናቅ፡ በአዛር፡ በሳርቶንና፡ በሴሎ፡ እንዳደረጉት፡ በቤትሖሪን፡ አደረጉ።

16፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ የቤትሖሪን፡ ምርኮ፡ የከተማዎችንም፡ ምርኮ፡ ኵሉ፡ ወሰዱ፥ በዚያም፡ ቀን፡ ወደ፡ ሴኬም፡ ተመለሱ።

17፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ ወደ፡ ሴኬም፡ ከተማ፡ መጡ፥ ከከተማዪቱም፡ ውጭ፡ ተቀመጡ፥ ከዚያም፡ ከሰልፍ፡ አረፉ፥ በዚያም፡ ሌሊቱን፡ አደሩ።

18 ባሪያዎቻቸውም ሁሉ ከከተሞች የወሰዱትን ምርኮ ሁሉ ከከተማይቱ ወደ ውጭ ወጡ፥ ወደ ከተማይቱም አልገቡም፤ ምናልባት ሌላ ጦርነት ሊነሣብን ይችላል፥ መጥተውም ይመጡ ይሆን ብለው ነበርና። በሴኬም ሊከብብን።

19 ያዕቆብና ልጆቹም ባሪያዎቻቸውም በዚያች ሌሊትና በማግስቱ ያዕቆብ ከኤሞር በአምስት ሰቅል በገዛው እርሻ ላይ ተቀመጡ፤ የማረኩትም ሁሉ ከእነርሱ ጋር ነበረ።

20፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ የማረኩት፡ ምርኮ፡ ኵሉ፡ በሜዳ፡ እርሻ፡ ነበረ፤ በባሕር፡ ዳር፡ እንዳለ፡ አሸዋ፡ ነበረ።

21 የአገሩም ሰዎች ከሩቅ ሆነው አዩአቸው፤ የምድሪቱም ነዋሪዎች ሁሉ ይህን ያደረጉትን የያዕቆብን ልጆች ፈሩ፤ ከጥንት ጀምሮ እንዲህ ያለ ንጉሥ አላደረገምና።

22 ሰባት የከነዓናውያን ነገሥታት ከያዕቆብ ልጆች ጋር እርቅ ለማድረግ ወሰኑ፤ ከያዕቆብ ልጆች የተነሣ ሕይወታቸውን እጅግ ፈርተው ነበርና።

23፤ በዚያም፡ ቀን፡ በሰባተኛው፡ ቀን፡ የነበረው፡ የኬብሮን፡ ንጉሥ፡ ያፍያ፡ ወደ ጋይ፡ ንጉሥ፡ ወደ፡ ገባዖን፡ ንጉሥ፡ ንጉሥ፡ ንጉሥ፡ ሳሌምም፡ ንጉሥ፡ ንጉሥ፡ ንጉሥ፡ ንጉሥ፡ ንጉሥ፡ አዴላም፡ ንጉሥ፡ ሌኪሶ፡ ንጉሥ፡ ስውር፡ ላከ። ፤ ለአዛዘርም ንጉሥ ለተገዙትም ለከነዓናውያን ነገሥታት ሁሉ።

24 ወደ ያዕቆብ ልጆች እንሄድ ዘንድ ከእኔ ጋር ውጡ፥ ወደ እኔም ኑ፥ እኔም ከእነርሱ ጋር ሰላም አደርጋለሁ፥ ከእነርሱም ጋር ቃል ኪዳን አደርጋለሁ፥ አገራችሁም ሁሉ በያዕቆብ ልጆች ሰይፍ እንዳትጠፋ። እንደ ሰማህና እንዳየኸው በሴኬምና በዙሪያዋ ባሉት ከተሞች እንዳደረጉት።

25 ወደ እኔም በመጣህ ጊዜ ከብዙ ሰዎች ጋር አትምጣ፤ ነገር ግን ንጉሥ ሁሉ ሦስቱን አለቆች፥ የሻለቃውም ሦስት አለቆችን ያምጣ።

26 ሁላችሁም ወደ ኬብሮን ኑ፥ ወደ ያዕቆብም ልጆች አብረን እንሄዳለን፥ ከእኛም ጋር የሰላም ቃል ኪዳን እንዲያደርጉ እንለምናለን።

27፤ እነዚያም፡ ነገሥታት፡ ኵሉ፡ የኬብሮን፡ ንጉሥ፡ እንደ፡ ላካቸው፡ አደረጉ፡ ኵሉ፡ በምክሩና፡ በትዛዙ፡ ሥርተዋልና፡ የከነዓንም፡ ነገሥታት፡ ኵሉ፡ ከያዕቆብ፡ ልጆች፡ ጋራ፡ ይሄዱ፡ ዘንድ፡ ሊታረቁ፡ ዘንድ፡ ተሰበሰቡ። የያዕቆብም ልጆች ተመለሱ፥ በሴኬምም ወዳለው እርሻ ሄዱ፥ በምድርም ነገሥታት ላይ አልታመኑምና።

28፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ ተመለሱ፥ በሜዳውም፡ እርሻ፡ ዐሥር፡ ቀን፡ ተቀመጡ፡ ማንምም፡ ሊዋጋቸው፡ አልመጣም።

29 የያዕቆብም ልጆች ሰልፍ እንዳልመጣ ባዩ ጊዜ ሁሉም ተሰብስበው ወደ ሴኬም ከተማ ሄዱ የያዕቆብም ልጆች በሴኬም ተቀመጡ።

30 አርባ ቀንም ካለፈ በኋላ የአሞራውያን ነገሥታት ሁሉ ከስፍራቸው ሁሉ ተሰብስበው ወደ ኬብሮን ወደ ኬብሮን ንጉሥ ወደ ያፍያ መጡ።

31፤ ከያዕቆብም፡ ልጆች፡ ጋራ፡ ይታረቁ፡ ዘንድ፡ ወደ ኬብሮን፡ የመጡ፡ ነገሥታት፡ ቍጥር፡ ሃያ፡ አንድ፡ ነገሥታት፡ ነበሩ፥ ከነርሱም፡ ጋራ፡ የመጡት፡ አለቃዎች፡ ቍጥር፡ ስድሳ፡ ዘጠኝ፡ ነበሩ፡ ሰዎቻቸውም፡ መቶ፡ ሰማንያ፡ ዘጠኝ፡ ነበሩ። ፤ እነዚህም ነገሥታት ሁሉ ሰዎቻቸውም በኬብሮን ተራራ አጠገብ ዐርፈዋል።

32 የኬብሮንም ንጉሥ ከሦስቱ አለቆችና ከዘጠኝ ሰዎች ጋር ወጣ፤ እነዚህም ነገሥታት ወደ ያዕቆብ ልጆች ሄደው እርቅ ለማድረግ ወሰኑ።

33 የኬብሮንንም ንጉሥ፡ — አንተ ከእኛ ጋር ሂድ፥ ከእኛም ጋር ሂድ፥ ለያዕቆብም ልጆች ንገረን፥ እኛም ከአንተ በኋላ እንመጣለን ቃልህንም እናጸናለን፤ የኬብሮንም ንጉሥ እንዲሁ አደረገ።

34 የያዕቆብም ልጆች የከነዓን ነገሥታት ሁሉ ተሰብስበው በኬብሮን እንዳረፉ ሰሙ፤ የያዕቆብም ልጆች። ጥቂቶች ወይም ብዙ ናቸው፣ እና በቁጥር ጥቂት ከሆኑ ሁሉንም ቆጥረህ ተመለስ።

35 የያዕቆብም ባሪያዎች በስውር ወደ እነዚህ ነገሥታት ሄዱ፥ የያዕቆብም ልጆች እንዳዘዛቸው አደረጉ፥ በዚያም ቀን ወደ ያዕቆብ ልጆች ተመለሱ፥ እንዲህም አሏቸው። ነገር ግን በቊጥራቸው ጥቂቶች ናቸው፥ ሁሉንም ቈጠርናቸው፥ እነሆም፥ ሁለት መቶ ሰማንያ ስምንት ነገሥታትና ሰዎች ነበሩ።

36 የያዕቆብም ልጆች። በማለዳም የያዕቆብ ልጆች ተነሥተው ስድሳ ሁለት ሰዎቻቸውን መረጡ፥ ከያዕቆብም ልጆች አሥሩ ከእነርሱ ጋር ሄዱ። ከእኛ ጋር ሊዋጉ ነው፥ ከእነርሱ ጋር ዕርቅ ሊያደርጉ እንደመጡ አላወቁምና የጦር መሣሪያቸውን ታጠቁ።

37 የያዕቆብም ልጆች ከባሪያዎቻቸው ጋር ወደ ሴኬም በር ወደ እነዚያ ነገሥታት ሄዱ፤ አባታቸው ያዕቆብም ከእነርሱ ጋር ነበረ።

38 በወጡም ጊዜ፥ እነሆ፥ የኬብሮን ንጉሥና ሦስቱ አለቆች ከእርሱም ጋር ዘጠኝ ሰዎች በያዕቆብ ልጆች ላይ በመንገድ መጡ፤ የያዕቆብም ልጆች ዓይናቸውን አንሥተው በሩቅ ያፍያን አዩ። የኬብሮን ንጉሥ ከአለቆቹ ጋር ወደ እነርሱ መጡ የያዕቆብም ልጆች በሴኬም በር አጠገብ ቆሙ፥ አልሄዱምም።

39፤ የኬብሮንም፡ ንጉሥ፡ እርሱና፡ አለቆቹ፡ ወደ፡ ያዕቆብ፡ ልጆች፡ እስኪቀርብ፡ ድረስ፡ ይኼዱ፡ እርሱና፡ አለቆቹ፡ በምድር፡ ላይ፡ ሰገዱላቸው፡ የኬብሮንም ንጉሥ፡ ከአለቆቹ፡ ጋራ፡ በያዕቆብ፡ ፊት፡ ተቀመጠ። ልጆቹ።

40 የያዕቆብም ልጆች፡ — የኬብሮን ንጉሥ ሆይ፥ ምን ነካህ? ዛሬ ለምን ወደ እኛ መጣህ? ከእኛ ምን ትፈልጋለህ? የኬብሮንም ንጉሥ ያዕቆብን፦ ጌታዬ ሆይ፥ እለምንሃለሁ፥ የከነዓናውያን ነገሥታት ሁሉ ከአንተ ጋር ሰላም ለማድረግ ዛሬ መጥተዋል አለው።

41፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ የኬብሮንን፡ ንጉሥ፡ ቃል፡ ሰምተው፡ ሐሳቡን፡ አልፈቀዱም፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ በእርሱ፡ አላመኑምና፥ የኬብሮን፡ ንጉሥ፡ በሸንገላ፡ የተናገራቸው፡ መሰላቸው።

42 የኬብሮንም ንጉሥ የያዕቆብ ልጆች ቃል እንዳላመኑ ዐወቀ፤ የኬብሮንም ንጉሥ ወደ ያዕቆብ ቀርቦ። እነዚህ ነገሥታት ሁሉ በሰላም ወደ አንተ መጥተዋል፤ ከጌታዬና ከልጆቹ ሰላምን ሊፈልጉ መጥተዋልና ከሰዎቻቸው ሁሉ ጋር አልመጡም የጦር መሣሪያቸውንም አላመጡም።

43፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ የኬብሮን፡ ንጉሥ፡ መልሰው፡ እንዲህ፡ ብሎ፡ መለሱ፡ እንዲህ፡ ብሎ፡ መለሱ፡ ወደ፡ እነዚህ፡ ነገሥታት፡ ኹሉ፡ ስደድ፡ እውነትም፡ ነገርኸን፡ እንደ፡ ኾነ፡ ኹሉ፡ አንድ፡ ብቻውን፡ ወደ፡ ፊታችን፡ ይግቡ፡ ዘንድ፡ ዘንድ፡ ወደ፡ እኛ፡ ቢመጡ፡ እኛ፡ እንደ፡ ኾነ፡ እናውቃለን። ከእኛ ሰላም ይፈልጋሉ።

44 የኬብሮንም ንጉሥ ያፍያ ከሰዎቹ አንዱን ወደ ነገሥታቱ ላከ፥ ሁሉም ወደ ያዕቆብ ልጆች ፊት ቀረቡ፥ በምድርም ላይ ሰገዱላቸው፤ እነዚህም ነገሥታት በያዕቆብና በልጆቹ ፊት ተቀመጡ፥ ተናገሩም። እያሉ።

45 በአሞራውያንም ነገሥታት ላይ ያደረጋችሁትን ሁሉ በሰይፍህና በታላቅ ክንድህ ሰምተናል፤ ማንም በፊትህ እንዳይነሣብህ ሰምተናል፤ እኛም እንዳይደርስብን ስለ ሕይወታችን ስንል ፈራንህ። እንዳደረጋቸው።

46 ስለዚህ እኛ በመካከላችን የሰላምን ቃል ኪዳን ለማድረግ ወደ እናንተ መጥተናል፣ እናም አሁን ከእናንተ ጋር እስካልተጠላለፍናችሁ ድረስ የሰላምንና የእውነት ቃል ኪዳንን ከእኛ ጋር ውል።

47፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ ከእነርሱ፡ ሰላምን፡ ሊፈልጉ፡ እንደ፡ መጡ፡ አወቁ፡ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ ሰሙአቸው፥ ከእነርሱም፡ ጋራ፡ ቃል፡ ኪዳን፡ አደረጉ።

48፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ ከእነርሱ፡ ጋራ፡ እንዳይግባቡ፡ ማለሉላቸው፤ የከነዓናውያንም፡ ነገሥታት፡ ኹሉ፡ ማለላቸው፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ ከዚያች፡ ቀን፡ ዠምሮ፡ አስገብሯቸው፡ አደረጉ።

49፤ ከዚህም፡ በኋላ፡ የእነዚህ፡ ነገሥታት፡ አለቃዎች፡ ኹሉ፡ ከወንዶቻቸው፡ ጋራ፡ ለያዕቆብና፡ ለልጆቹ፡ በእጃቸው፡ መባ ይዘው፡ ወደ፡ ያዕቆብ፡ ፊት፡ መጡ፥ በምድርም፡ ላይ፡ ሰገዱለት።

50፤ እነዚህም፡ ነገሥታት፡ የያዕቆብን፡ ልጆች፡ አሳሰቡ፥ ከሰባቱም፡ የአሞራውያን፡ ከተማዎች፡ የወሰዱትን፡ ምርኮ፡ ኹሉ፡ እንዲመልሱላቸው፡ ለመኑአቸው፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ እንዲሁ፡ አደረጉ፤ የማረኩትንም ሁሉ፡ ሴቶቹንም፡ መለሱ። ሕፃናቱንና ከብቶቹን የወሰዱትንም ምርኮ ሁሉ አሰናበቱአቸው፥ እያንዳንዳቸውም ወደ ከተማቸው ሄዱ።

51፤ እነዚህም፡ ነገሥታት፡ ኹሉ፡ ዳግመኛ፡ ለያዕቆብ፡ ልጆች፡ ሰገዱ፥ በዚያም ወራት፡ ልከው፡ ብዙ፡ ስጦታ፡ አመጡላቸው፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ እነዚህን፡ ነገሥታትና፡ ሰዎቻቸውን፡ ሰደዱአቸው፥ ከእነርሱም፡ በሰላም፡ ወደ፡ ከተማቸው፡ ኼዱ። የያዕቆብም ልጆች ደግሞ ወደ ቤታቸው ወደ ሴኬም ተመለሱ።

52፤ ከዚያም፡ ቀን፡ ዠምሮ፡ በያዕቆብ፡ ልጆችና፡ በከነዓናውያን፡ ነገሥታት፡ መካከል፡ ሰላም፡ ነበረ።

ምዕራፍ 41

1 በዓመቱም አብዮት የያዕቆብ ልጆች ከሴኬም ተጉዘው ወደ አባታቸው ወደ ይስሐቅ ወደ ኬብሮን መጡ፥ በዚያም ተቀመጡ፤ መንጎቻቸውንና ከብቶቻቸውን ግን በሴኬም ዕለት ዕለት ይሰማሩ ነበር፤ በዚያም ወራት በዚያ ነበረና። ጥሩና የለመለመ መስክ ያዕቆብና ልጆቹ ቤተ ሰዎቻቸውም ሁሉ በኬብሮን ሸለቆ ተቀመጡ።

2፤ በዚያም ወራት ያዕቆብ የሕይወቱ መቶ ስድስተኛ ዓመት በሆነው በዚያ ዓመት ያዕቆብ

ከፋዳን አራም በወጣ በአሥረኛው ዓመት የያዕቆብ ሚስት ልያ ሞተች፤ በኬብሮን በሞተች ጊዜ የአምሳ አንድ ዓመት ልጅ ነበረች።

3፤ ያዕቆብና፡ ልጆቹም፡ አብርሃም፡ ከኬጢ፡ ልጆች፡ ለመቃብር፡ በገዛው፡ በኬብሮን፡ ባለው፡ በማክጶላ፡ ሜዳ ባለው፡ ዋሻ፡ ቀበሯት።

4፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ ከአባታቸው፡ ጋራ፡ በኬብሮን፡ ሸለቆ፡ ተቀመጡ፡ በምድሪቱም፡ የሚኖሩ፡ ኹሉ፡ ኃይላቸውን፡ አወቁ፥ ዝናቸውም፡ በምድር፡ ላይ፡ ተሰማ።

5 የያዕቆብም ልጅ ዮሴፍና ወንድሙ ብንያም የያዕቆብ ሚስት የራሔል ልጆች ገና ጐልማሶች ነበሩ፥ በአሞራውያንም ከተሞች ሁሉ በጦርነት ከወንድሞቻቸው ጋር አልወጡም።

6 ዮሴፍም የወንድሞቹን ብርታትና ታላቅነታቸውን ባየ ጊዜ አመሰገናቸው አመሰገናቸውም፥ ራሱንም ከእነርሱ በላይ ቈጠረ፥ በእነርሱም ላይ ከፍ ከፍ አለ። አባቱ ያዕቆብም ከልጆቹ ሁሉ ይልቅ ወደደው፥ በእርጅናውም ልጅ ነበርና በእርሱም ፍቅር ብዙ ቀለማት ያላት ቀሚስ አደረገለት።

፯ እናም ዮሴፍ አባቱ ከወንድሞቹ የበለጠ እንደሚወደው ባየ ጊዜ፣ ራሱን ከወንድሞቹ በላይ ከፍ ከፍ ማድረጉን ቀጠለ፣ እናም ወደ አባቱ ስለነሱ መጥፎ ወሬ አመጣ።

8 የያዕቆብም ልጆች ዮሴፍን በእነርሱ ላይ ያደረገውን ሁሉ፥ አባታቸውም ከእነርሱ ከማንኛቸውም ይልቅ እንደ ወደደው ባዩ ጊዜ ጠሉት፥ ቀኑንም ሁሉ በሰላም ሊናገሩት አልቻሉም።

9 ዮሴፍም የአሥራ ሰባት ዓመት ጐልማሳ ነበረ፣ እናም ራሱን ከወንድሞቹ በላይ ከፍ ከፍ እያደረገ ነበር፣ እናም ራሱን በእነርሱ ላይ ከፍ ለማድረግ አሰበ።

10 በዚያን ጊዜም ሕልምን አለመ፥ ወደ ወንድሞቹም መጥቶ ሕልሙን ነገራቸው፥ እንዲህም አላቸው፡ — ሕልምን አየሁ፥ እነሆም ሁላችንም በእርሻ ውስጥ ነዶ እንደስርን፥ የኔ ነዶም ተነሥታ ተቀመጠች። በምድርም ላይ ነዶህም ከበው ሰገዱለት።

11 ወንድሞቹም መልሰው። ይህ ያለምከው ሕልም ምንድር ነው? በእኛ ላይ ሊነግሥ ወይም ሊገዛን በልብህ ታስባለህን?

12 አሁንም መጥቶ ነገሩን ለአባቱ ለያዕቆብ ነገረው፤ ያዕቆብም ይህን ቃል ከአፉ በሰማ ጊዜ ዮሴፍን ሳመው፤ ያዕቆብም ዮሴፍን ባረከው።

13 የያዕቆብም ልጆች አባታቸው ዮሴፍን እንደ ባረከውና እንደሳመው፥ እጅግም እንደወደደው ባዩ ጊዜ ቀኑበት፥ አብዝተውም ጠሉት።

14፤ ከዚህም፡ በኋላ፡ ዮሴፍ፡ ሌላ፡ ሕልም፡ አልሞ፡ ለአባቱ፡ በወንድሞቹ፡ ፊት፡ ሕልሙን፡ ነገረው፤ ዮሴፍም፡ አባቱንና፡ ወንድሞቹን፡ አላቸው፡- እንሆ፡ ደግሞ፡ ሕልም፡ አየሁ፥ እነሆም ፀሐይና፡ ጨረቃ፡ ዐሥራ፡ አንዱም ከዋክብትም፡ አለ። ሰገደልኝ።

15 አባቱም የዮሴፍን ቃልና ሕልሙን ሰምቶ ወንድሞቹ በዚህ ነገር ዮሴፍን እንደጠሉት ባዩ ጊዜ ያዕቆብ ስለዚህ ነገር በወንድሞቹ ፊት ገሠጸው፡ — ይህ ያለምከው ሕልም ምንድር ነው? ይህስ ከአንተ በላይ በሆኑት በወንድሞችህ ፊት ራስህን ከፍ ከፍ ታደርጋለህ?

16 ይህን እንድትናገር እኔና እናትህ አሥራ አንዱም ወንድሞችህ መጥተው እንድንሰግድልህ በልብህ ታስባለህን?

17 ወንድሞቹም ስለ ቃሉና ስለ ሕልሙ ቀንተውበት ነበር፥ ይጠሉትም ነበር፥ ያዕቆብም ሕልሙን በልቡ አጠበቀ።

18፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ በዚያ፡ ጊዜ፡ እረኛ፡ ነበሩና፡ የአባታቸውን፡ በጎች፡ ሊጠብቁ፡ አንድ ቀን፡ በሴኬም፡ ሄዱ። በዚያም ቀን የያዕቆብ ልጆች በሴኬም ሲመገቡ ዘገዩ፥ የከብቶችም የመሰብሰቢያ ጊዜ አለፈ፥ አልደረሱምም።

19 ያዕቆብም ልጆቹ በሴኬም እንደ ዘገዩ አየ፤ ያዕቆብም በልቡ፡ — ምናልባት የሴኬም ሰዎች ሊወጉአቸው ተነሥተው ይሆናል፤ ስለዚህም ዛሬ ከመምጣት ዘገዩ አለ።

20 ያዕቆብም ልጁን ዮሴፍን ጠርቶ፡ — እነሆ፥ ወንድሞችህ ዛሬ በሴኬም ይሰማራሉ፥ እነሆም፥ ገና አልተመለሱም፤ አሁንም ሂድና ወዴት እንዳሉ እይ፥ የወንድሞችህንና የመንጋውን ደኅንነት ንገረኝ።

21 ያዕቆብም ልጁን ዮሴፍን ወደ ኬብሮን ሸለቆ ሰደደው፤ ዮሴፍም ወንድሞቹን ወደ ሴኬም መጣ፥ አላገኛቸውምም፤ ዮሴፍም ወንድሞቹ የተመለሱበትን ለማየት በሴኬም አቅራቢያ ባለው እርሻ ዞረ፥ እርሱም ናፈቀው። መንገዱን በምድረ በዳ፥ የሚሄድበትንም አላወቀም።

22፤ የእግዚአብሔርም፡ መልአክ፡ በሜዳ፡ መንገድ፡ ሲባዝን፡ አገኘው። ዮሴፍም፡ የእግዚአብሔርን፡ መልአክ፡ አለው፡ ወንድሞቼን፡ እሻለኹ። የሚበሉበትን አልሰማህምን? የእግዚአብሔርም መልአክ ዮሴፍን አለው፡ - ወንድሞችህ በዚህ ሲመገቡ አየሁ፣ በዶታንም ሊመግቡ እንደሚሄዱ ሲናገሩ ሰማሁ።

23 ዮሴፍም የእግዚአብሔርን መልአክ ቃል ሰማ በዶታንም ወዳለው ወንድሞቹ ሄደ በዶታንም በጎቹን ሲጠብቁ አገኛቸው።

24 ዮሴፍም ወደ ወንድሞቹ ቀረበ፥ ወደ እነርሱም ሳይቀርብ ሊገድሉት ወሰኑ።

25 ስምዖንም ወንድሞቹን እንዲህ አለ፡ — እነሆ፡ ሕልም ያለው ሰው ዛሬ ወደ እኛ ይመጣል፥ አሁንም ኑ፥ እንግደለው፥ በምድረ በዳም ካሉት ጉድጓዶች በአንዱ ውስጥ እንጣለው፥ አባቱም በፈለገው ጊዜ ከእኛ ዘንድ ክፉ አውሬ በልቶታል እንላለን።

26 ሮቤልም የወንድሞቹን ስለ ዮሴፍ የተናገረውን ሰማ፥ እንዲህም አላቸው። በዚያ ይሞት ዘንድ ወደዚህ ጉድጓድ ጣሉት ደሙንም ያፈስስበት ዘንድ እጅህን አትዘርጋበት። ፤ ሮቤልም ከእጃቸው ያድነው ዘንድ ወደ አባቱ ይመልሰው ዘንድ ይህን አለ።

27 ዮሴፍም ወደ ወንድሞቹ በመጣ ጊዜ በፊታቸው ተቀመጠ፥ ተነሥተውም ያዙት፥ በምድርም ላይ መቱት፥ የለበሰውንም የብዙ ኅብር ቀሚስ ገፈፉት።

28 ወስደውም ወደ ጉድጓድ ጣሉት፥ በጉድጓዱም ውኃ አልነበረም፥ እባቦችና ጊንጦችም በቀር። ዮሴፍም በጉድጓዱ ውስጥ ያሉትን እባቦችና ጊንጦችን ፈራ። ዮሴፍም በታላቅ

ድምፅ ጮኸ፥ እግዚአብሔርም እባቦቹንና ጊንጡን በጉድጓዱ ዳር ደበቃቸው፥ በዮሴፍም ላይ ምንም ጉዳት አላደረሱም።

29 ዮሴፍም ከጉድጓዱ ሆኖ ወንድሞቹን ጠርቶ፡ — ምን አድርጌያችሁ ነው? ስለ እኔ እግዚአብሔርን ለምን አትፈራውም? እኔ ከአጥንታችሁና ከሥጋችሁ አይደለሁምን? ያዕቆብስ አባታችሁ አባቴ አይደለምን? ዛሬ ለምን ይህን ነገር ታደርግብኛለህ?

30 ጮኾም ከጉድጓዱም ሆኖ ወንድሞቹን ጠራቸው እንዲህም አለ፡ — ይሁዳ፣ ስምዖንና ሌዊ፣ ወንድሞቼ ሆይ፣ ካደረግህኝ ከጨለማ ስፍራ አንሥተህ ዛሬ ና እናንተ የእግዚአብሔር ልጆች የአባቴምየያዕቆብ ልጆች ሆይ ማረኝ ። በደልሁባችሁስ የአብርሃም፣ የይስሐቅና የያዕቆብ ልጆች አይደላችሁምን? ወላጅ አልባን ባዩ ጊዜ አዝነውለት ወይም የተራበ እንጀራ ሰጡት ወይምየተጠማውን ውኃ አጠጡት ወይምየተራቆተ ልብስ አለበሱት!

፴፩ እናም እኔ ከሥጋችሁና ከአጥንታችሁ ነኝና ርኅራኄህን እንዴት ትከለክላለህ፣ እናም በእናንተ ላይ ኃጢአት ከሠራሁ፣ ይህን በአባቴ ምክንያት ታደርጋለህ!

32 ዮሴፍም ይህን ቃል ከጉድጓዱ ተናገረ፥ ወንድሞቹምሊሰሙት አልቻሉም፥ ጆሮአቸውንም ወደ ዮሴፍ ቃል አዘንብለው ዮሴፍ በጉድጓዱ ውስጥእያለቀሰ እያለቀሰ ነበር።

33 ዮሴፍም አለ፡ — ወንድሞቼ ያደረጉብኝን ነገር ዛሬም የነገሩኝን ቃል አባቴ ዛሬ ባያውቅ ነበር።

34 ወንድሞቹም ሁሉ ጩኸቱን ሰሙበጉድጓዱም ውስጥ አለቀሱ፥ ወንድሞቹም ሄደው ከጉድጓዱ ተለዩ፤ የዮሴፍን ጩኸትና በጉድጓዱ ውስጥ ያለውን ልቅሶውን እንዳይሰሙ።

ምዕራፍ 42

1 ሄደውም ከቀስት መተኮሻ ርቀት አጠገብ ተቀመጡ፥ እንጀራም ሊበሉ በዚያ ተቀመጡ፤ ሲበሉም ይገድሉት እንደ ሆነ በእርሱ የሚደረገውን ተማከሩ። ወይም ወደ አባቱ ሊመልሰው.

2 ምክራቸውንም ይዘው ዓይናቸውን አንሥተው አዩ፤ እነሆም የእስማኤላውያን ወገን በገለዓድ መንገድ በሩቅ ወደ ግብፅ ይወርዳሉ።

3 ይሁዳም። ወንድማችንን ብንገድል ምን ይጠቅመናል? ምናልባት እግዚአብሔር ከእኛ ይፈልገዋል; በእርሱ ላይ የምታደርጉት ምክር ይህ ነው፤ እነሆ ይህ የእስማኤላውያን ወገን ወደ ግብፅ ይወርዳል።

4 አሁንም፣ ኑ እሱን ለእርሱ እናስወግደው፣ እናም እጃችን በእሱ ላይ አንሁን፣ እናም ከእነሱ ጋር ይመራዋል፣ እናም በአገሩ ሰዎች መካከል ይጠፋል፣ እኛም አናስቀምጠውም። ሞት በገዛ እጃችን። ምክሩምወንድሞቹን ደስ አሰኛቸው፥ እንደ ይሁዳምቃል አደረጉ።

5፤ ስለዚህም ነገር ሲነጋገሩ፥ የእስማኤላውያንም ማኅበር ወደ እነርሱ ሳይመጡ፥ ሰባት የምድያም ነጋዴዎች በአጠገባቸው አለፉ፥ ሲያልፍም ተጠሙ፥ ዓይናቸውንም አንሥተው ጉድጓዱን አዩ። ዮሴፍም ተበሳጨ፥ አዩም፥ እነሆም የወፍ ዝርያ ሁሉ በእርሱ ላይ ነበረ።

6 ምድያማውያንም ውኃ ሊጠጡ ወደ ጉድጓዱ ሮጡ፥ ውኃምያለበት መስሎአቸው ነበር፤ ወደ ጉድጓዱም ፊት በቀረቡ ጊዜ የዮሴፍን ድምፅ በጉድጓዱ ውስጥ ሲያለቅስና ሲያለቅስ ሰሙ፥ ወደ ጉድጓዱም ሲመለከቱ አዩ። እነሆም ውብ መልክና ሞገስ ያለውወጣት ነበረ።

7 እነርሱም ጠርተው፡ — አንተ ማን ነህ ወደዚህ ያመጣህስ ማን ነህ? ሁሉም ዮሴፍን ሊያስነሱት ተባበሩት፥ አውጥተውምአውጥተው ከጉድጓዱም አወጡት፥ ይዘውም ሄዱ፥ በወንድሞቹምበኩል አለፉ።

8 እነዚያም አገልጋያችንን ከእኛ ዘንድ ትወስድ ዘንድ ይህን ስለ ምን ታደርጋላችሁ? እኛ ይህን ብላቴና በእኛ ላይ ስላመፀ በእውነት ጉድጓድ ውስጥ አስቀመጥነው፤ አንተም መጥተህ አምጥተህ ወስደኸውአሁንም ባሪያችንን መልሱልን።

9 ምድያማውያንም መልሰው የያዕቆብን ልጆች፡ — ይህ ባሪያህ ነውን? ምናልባት እናንተ ሁላችሁ የእርሱ ባሪያዎች ናችሁ፣ እርሱ ከእናንተ ከማንኛችሁም ይልቅ የተዋበና የተከበረ ነውና፣ እና ሁላችሁም በውሸት ለምን ትናገራላችሁ?

10 አሁንም ቃልህን አንሰማም፤ አንሰማህምም፤ ብላቴናውን በምድረ በዳ በጉድጓድ ውስጥ አግኝተነዋልና፤ ወሰድነውም። ስለዚህ እንቀጥላለን.

11 የያዕቆብምልጆች ሁሉ ቀርበውወደ እነርሱ ተነሥተው፡ — ባሪያችንን መልሱልን፥ ሁላችሁስ በሰይፍ ስለት ለምን ትሞታላችሁ? ምድያማውያንም ጮኹባቸው፥ ሰይፋቸውንም መዝዘውከያዕቆብ ልጆች ጋር ሊዋጉ ቀረቡ።

12፤ እነሆም፡ ስምዖን፡ ከተቀመጠበት፡ ተነሥቶ፡ በእነርሱ፡ ላይ፡ ተነሥቶ፡ ወደ፡ ምድር፡ ላይ፡ ተበተነ፥ ሰይፉንም፡ መዝዘ፡ ወደ፡ ምድያማውያን፡ ቀረበ፡ በፊታቸውም፡ አስጩኸ ቀ፡ እልልታውንም፡
በሩቅ፡ ተሰማ፥ ምድርም፡ ከስምዖን፡ ዘንድ፡ ተናወጠች። መጮህ ።

13 ምድያማውያንም ከስምዖንና ከጩኸቱ ድምፅ የተነሣ ደነገጡ በግንባራቸውም ወደቁ እጅግምደነገጡ።

14 ስምዖንም እንዲህ አላቸው፡ — እኔ የዕብራዊው የያዕቆብ ልጅ ስምዖን ነኝ፤ ከወንድሜ ጋር ብቻ የሴኬምን ከተማና የአሞራውያንን ከተሞች ያጠፋሁ፤ እግዚአብሔርም እንዲሁ ያደርግብኛል፤ ወንድሞቻችሁ የምድያም ሰዎች ሁሉ የከነዓንም ነገሥታት ከእናንተ ጋር ቢመጡ ሊዋጉኝ አይችሉም።

15፤ አሁንም ሥጋችሁን ለሰማይ ወፎችና ለምድር አራዊት እንዳልሰጥ የወሰዳችሁትን ብላቴና መልሱልን።

16 ምድያማውያንም ስምዖንን ፈሩ፥ በፍርሃትና በፍርሃት በሚያሳዝንም ቃል ወደ ያዕቆብ ልጆች ቀረቡ።

17፤ በእውነት። በጌታው ላይ በሚያምፅ ባሪያ ምን ታደርጋለህ? አሁንም እርሱን ሽጡልን፥ የምትፈልጉትንም ሁሉ እንሰጥዎታለን።

የያዕቆብም ልጆች ወንድማቸውን እንዳይገድሉ እግዚአብሔር ይህን ያደርግ ዘንድ ወደደ።

18 ምድያማውያንም ዮሴፍ ያማረና ያማረ እንደ ሆነ አዩ፤ በልባቸው ፈለጉት እናም ከወንድሞቹ ሊገዙት አስቸኳይ ነበሩ።

19 የያዕቆብም ልጆች ምድያማውያንን ሰሙ፤ ወንድማቸውንም ዮሴፍን በሀያ ብር ሸጡአቸው፤ ወንድማቸው ሮቤል ከእነርሱ ጋር አልነበረም፤ ምድያማውያንም ዮሴፍን ይዘው ወደ ገለዓድ ሄዱ።

20 በመንገድም ይሄዱ ነበር፤ ምድያማውያንም ብላቴናውን ገዝተው ስላደረጉት ነገር ተጸጸቱ፥ አንዱም ሌላውን። ይህን ብላቴና ከዕብራውያን በወሰድንበት ጊዜ ይህ ያደረግነው ምንድር ነው? ውብ መልክና ሞገስ ያለው ነው.

21 ምናልባት ይህ ብላቴና ከዕብራውያን አገር ተሰርቆ ሊሆን ይችላል፥ እኛስ ይህን ለምን አደረግን?ፈልገን በእጃችን ከተገኘ በእርሱ እንሞታለን።

22 አሁንም ጨካኞችና ኃያላን ሰዎች ዛሬ ያየኸውን የአንዱን ብርታት ለእኛ ሸጠውታል፤ ምናልባት ከአገሩ በጉልበታቸውና በብርቱ ክንዳቸው ሠርቀውት ይሆናል፣ ስለዚህም በሰጠናቸውትንሽ ዋጋ ሸጡልን።

23፤ እንዲህም፡ ሲነጋገሩ፡ አዩ፥ እንሆም፥ አዩ፥ አዩ፥ የእስማኤላውያን፡ ጉባኤ፡ በመጀመሪያ፡ መጣ፥ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ ያዩት፥ ወደ፡ ምድያማውያን፡ ሲመጡ፡ ነበር፤ ምድያማውያንም፡ ርስ፡ በርሳቸው፡ እንዲህ፡ ኑ፡ እንሽጥ፡ ተባባሉ። ይህ ብላቴና ወደ እኛ ወደ ሚመጡ የእስማኤላውያን ወገን፥ የሰጠነውን ጥቂትን ለእርሱ እንወስደዋለን፥ ከክፋቱም እንድናለን።

24፤ እንዲሁም፡ አደረጉ፥ ወደ፡ እስማኤላውያንም፡ ደረሱ፤ ምድያማውያንም፡ ዮሴፍን፡ ለወንድሞቹ፡ በሰጡት፡ በሃያ፡ ብር፡ ሸጡት።

25 ምድያማውያንም ወደ ገለዓድ ሄዱ፤ እስማኤላውያንም ዮሴፍን ይዘው ከግመሎቹ በአንዱ ላይ እንዲቀመጥ ፈቀዱለት፥ ወደ ግብፅም ወሰዱት።

26፤ ዮሴፍም፡ እስማኤላውያን፡ ወደ፡ ግብጽ፡ እንደሚኼዱ፡ ሰማ፤ ዮሴፍም፡ ከከነዓን፡ ምድር፡ ከአባቱ፡ እርቅ፡ ይርቅ፡ ዘንድ፡ ስለሆነበት፡ ነገር፡ አዝኖ፡ አለቀሰ፥ በግመልም ላይ ተቀምጦ፡ አምርሮ፡ አለቀሰ። ከሰዎቻቸውም አንዱ ተመልክቶ ከግመሉ ወርዶ በእግሩ እንዲሄድ አደረገው፤ ነገር ግን ዮሴፍ እያለቀሰ እያለቀሰ፣ አባቴ ሆይ፣ አባቴ ሆይ አለ።

27 ከእስማኤላውያንም አንዱ ተነሥቶ ዮሴፍን ጉንጩን መታው፥ አሁንም አለቀሰ። ዮሴፍም በመንገድ ደከመ፥ ከነፍሱም ምሬት የተነሣ መቀጠል አልቻለም፥ ሁሉም መቱት፥ በመንገድም ላይ አስጨነቁት፥ ከማልቀስም እንዲርቅ አስፈሩት።

፳፰ እናም ጌታ የዮሴፍን ምኞት እና ጭንቀቱን አየ፣ እናም ጌታ በእነዚያ ሰዎች ላይ ጨለማን እና ግራ መጋባትን አወረደባቸው፣ እናም እርሱን የሚመታው ሁሉ እጅ ደረቀች።

29 እርስ በርሳቸውም። እግዚአብሔር በመንገድ ያደረገብን ይህ ነገር ምንድር ነው? ይህ በዮሴፍ ምክንያት እንደ መጣባቸው አላወቁም። ሰዎቹም በመንገድ ሄዱ፥ ራሔልም በተቀበረችበት በኤፍራታ መንገድ አለፉ።

30 ዮሴፍም ወደ እናቱ መቃብር ደረሰ፥ ዮሴፍም ፈጥኖ ወደ እናቱ መቃብር ሮጠ፥ በመቃብርም ላይ ወድቆ አለቀሰ።

31 ዮሴፍም በእናቱ መቃብር ላይ በታላቅ ድምፅ ጮኸ እንዲህም አለ፡ — እናቴ እናቴ ሆይ፥ አንቺ የወለድሽኝ አሁን ተነሺ፥ ተነሺም፥ ልጅሽንም ለባሪያ እንደ ተሸጠ እዩ፥ እርሱም። አንድ ለማዘን.

32 ተነሥተህ ልጅህን እይ፥ ስለ መከራዬም ከእኔ ጋር አልቅስ የወንድሞቼንም ልብ ተመልከት።

33 እናቴን አንሺ፥ ተነሺ፥ ለእኔም ከእንቅልፍሽ ተነሺ፥ ሰልፍሽንም በወንድሞቼ ላይ አቅና። እጀ ልብሴን ገፈፉኝ፥ ሁለት ጊዜም ለባርነት ሸጡኝ፥ ከአባቴም ለዩኝ፥ የሚራራልኝም የለም።

34 ተነሥተህ ፍርድህን በእነርሱ ላይ በእግዚአብሔር ፊት አቁም፥ እግዚአብሔርም በፍርድ የሚያጸድቀውን እርሱም የሚፈርድበትን እይ።

35 እናቴ ሆይ፥ ተነሺ፥ ከእንቅልፍሽ ተነሺ፥ አባቴንም ዛሬ ነፍሱ ከእኔ ጋር እንዳለች እዩ፥ አጽናናውም፥ ልቡንም አጽናው።

36 ዮሴፍም እነዚህን ቃላት ተናገረ፣ ዮሴፍም በታላቅ ድምፅ ጮኸ እና በእናቱ መቃብር ላይ መራራ ልቅሶ አለቀሰ። ንግግሩንም ተወ፥ ከልቡም ምሬት በመቃብር ላይ እንዳለ ድንጋይ ዝም አለ።

37 ዮሴፍም ከምድር በታች ወደ እርሱ ሲናገረው ሰማ፥ እርሱም በልቡ መራራና በልቅሶና በዚህ ቃል የሚጸልይ ድምፅ መለሰለት።

38 ልጄ፣ ልጄ ዮሴፍ፣ የልቅሶህንና የዋይታህን ድምፅ ሰምቻለሁ። እንባህን አይቻለሁ; ልጄ ሆይ፣ ጭንቀትህን አውቄአለሁ፣ ስለ አንተም አዝኖኛል፣ በሐዘኔም ላይ ብዙ ኀዘን ጨመረ።

39፤ አሁንም ልጄ፥ ልጄ ዮሴፍ ሆይ፥ እግዚአብሔርን ተስፋ አድርግ፥ እርሱንም ጠብቀው አትፍራ፥ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነውና፥ እርሱ ከመከራ ሁሉ ያድንሃል።

40 ልጄ ሆይ፥ ተነሥተህ ከጌቶችህ ጋር ወደ ግብፅ ውረድ፥ አትፍራም፥ ልጄ ሆይ፥ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነውና አትፍራ። እርስዋም እንደዚህ ቃል ለዮሴፍ ተናገረች፥ ዝም አለችም።

41 ዮሴፍም ይህን ሰምቶ በዚህ እጅግ ተደነቀ፥ ማልቀሱንም ቀጠለ። ከዚህም በኋላ ከእስማኤላውያን አንዱ በመቃብር ላይ እያለቀሰ እና ሲያለቅስ ተመለከተው ቍጣውም በእርሱ ላይ ነደደ፥ ከዚያም አስወጣው፥ መትቶም ሰደበው።

42 ዮሴፍም ሰዎቹን እንዲህ አላቸው።

43 እነርሱም። ባሪያ አይደለህምን ? አባትህም ወዴት ነው? ብለው መለሱለት። አባትም ብትሆን ኖሮ ሁለት ጊዜ ለባሪያ በትንሽ ዋጋ በተሸጥህም ነበር፤ ቍጣአቸውም በእርሱ ላይ ጸንቶ ነበር፥ መቱትም ይገሥጹትም ዘንድ ቀጠሉ፤ ዮሴፍም እጅግ አለቀሰ።

44፤ እግዚአብሔርም፡ የዮሴፍን፡ መከራ፡ አየ፥ እግዚአብሔርም፡ እንደ፡ ገና፡ እነዚህን፡ ሰዎች፡ መታቸው፡ ገሠጻቸውም፥ እግዚአብሔርም፡ ጨለማን፡ በምድር፡ ላይ፡ ሸፈነው፥ መብረቁም፡ በረቀቀ፡ ነጐድጓዱም፡ አገሣ፥ ምድርም፡ ከነጐድጓዱ፡ ድምፅ የተነሣ ተናወጠች። እና በኃይለኛው ንፋስ፣ ሰዎቹም ፈርተው ወዴት እንደሚሄዱ አላወቁም።

45 እንስሳውና ግመሎቹም ቆሙ፥ መሩአቸውም፥ ሊሄዱም አልወደዱም፥ መቱአቸውም፥ በምድርም ላይ አጎነበሱ። እግዚአብሔር ያደረገልን ምንድር ነው? ተባባሉ። መተላለፋችን ምንድር ነው? ኃጢአታችንስ ምንድር ነው? ይህ ነገር የደረሰብን?

46 ከእነርሱም አንዱ መለሰ እንዲህም አላቸው። አሁን ይቅርታ እንዲሰጠን አጥብቀን ለምነው፣ እናም ይህ ክፉ ነገር በማን ምክንያት እንደሚደርስብን እናውቃለን፣ እና እግዚአብሔር የሚራራልን ከሆነ፣ ይህ ሁሉ የመጣው ይህን ባሪያ በማሰቃየቱ ኃጢአት ምክንያት መሆኑን እናውቃለን። .

47፤ ሰዎቹም እንዲሁ አደረጉ፥ ዮሴፍንም ለመኑት፥ ይቅር እንዲላቸውም ግድ አላቸው። እኛ እግዚአብሔርንና አንተን በድለናል፤ አሁንም አምላክህን ይህን ሞት ከመካከላችን እንዲያስወግድለት አንተን ለመንህ በድለናል አሉት።

48 ዮሴፍም እንደ ቃላቸው አደረገ፥ እግዚአብሔርም ዮሴፍን ሰማው፥ እግዚአብሔርም በዮሴፍ ምክንያት በእነዚያ ሰዎች ላይ ያደረባቸውን መቅሠፍት አስወገደ፥ አራዊቱም ከምድር ተነሥተው መሩአቸው፥ ወሰዱአቸውም። ቀጠለ፥ ማዕበሉም ቀዘቀዘ፥ ምድርም ጸናች፥ ሰዎቹም ወደ ግብፅ ለመውረድ ሄዱ፤ ሰዎቹም በዮሴፍ ምክንያት ይህ ክፉ እንደ ደረሰባቸው አወቁ።

49 እነርሱም እርስ በርሳቸው። እንግዲህ ይህን ሞት ለምን በነፍሳችን ላይ እናመጣለን? በዚህ ባሪያ ላይ ምን ማድረግ እንዳለብን እንመክር።

50 አንዱም መለሰ። ወደ አባቱ እንመልሰው ዘንድ በእውነት ነግሮናል፤ አሁንም ኑ፥ እንመልሰው፥ ወደሚነግረንም ስፍራ እንሄዳለን፥ የከፈልነውንም ዋጋ ከቤተሰቡ ወስደን እንሄዳለን።

51 አንዱም ደግሞ መለሰ፡ — እነሆ ይህ ምክር እጅግ መልካም ነው፥ ነገር ግን መንገዱ ከእኛ በጣም ስለ ርቀና ከመንገዳችን መውጣት አንችልምና።

52 ሌላውም መለሰ እንዲህ አላቸው። እነሆ ዛሬ ወደ ግብፅ እንሄዳለን ወደ ግብፅም በመጣን ጊዜ በውድ ዋጋ እንሸጠውዋለን ከክፋቱም እናድነዋለን።

53፤ ይህም፡ ነገር፡ ሰዎቹን፡ አስደሰታቸው፥ እንዲሁም፡ አደረጉ፥ ከዮሴፍም፡ ጋራ፡ ወደ፡ ግብጽ፡ ጉዞ፡ ሄዱ።

ምዕራፍ 43

1 የያዕቆብም ልጆች ወንድማቸውን ዮሴፍን ለምድያማውያን በሸጡት ጊዜ ልባቸው ስለ እርሱ አዘነ፥ ለሠራቸውም ተጸጸቱ፥ ይመልሰውም ዘንድ ፈለጉ፥ ነገር ግን አላገኙትም።

2 ሮቤልም ዮሴፍን ወደ አባቱ ይመልሰው ዘንድ ዮሴፍን ወደ ተጣለበት ጉድጓድ ተመለሰ፤ ሮቤልም በጉድጓዱ አጠገብ ቆመ፥ አንዳችም አልሰማም፥ ዮሴፍንም ጠራው። ዮሴፍ! አንድም ቃል የመለሰ ወይም የተናገረው የለም።

3 ሮቤልም። ዮሴፍ በፍርሃት ሞተ ወይም እባብ ገደለው፤ ሮቤልም ወደ ጉድጓዱ ወረደ፥ ዮሴፍንም ፈለገ፥ በጉድጓዱም ውስጥ አላገኘውም፥ ደግሞም ወጣ።

4 ሮቤልም ልብሱን ቀደደ፥ እንዲህም አለ። ወደ ወንድሞቹም ሄዶ ስለ ዮሴፍ እያዘኑ አባታቸውንም ስለ እርሱ እንዴት እንደሚያስታርቁ ሲመክሩ አገኛቸው። ወደ አባታችን፣ አባቴ ከእኔ የሚፈልገው ብላቴናውን ብቻ ነውና።

፭ እናም ወንድሞቹ እንዲህ ብለው መለሱለት፣ እንዲህ እና እንደዚህ አድርገናል፣ እናም በዚህ ድርጊት ምክንያት ልባችን መታን፣ እናም አሁን አባታችንን ከእሱ ጋር እንዴት እንደምናስታርቅ ሰበብ ፈልገን ተቀምጠናል።

6 ሮቤልም፡- የአባታችንን ሽበት ወደ መቃብር ታወርዱ ዘንድ ይህ ያደረጋችሁት ምንድር ነው? ያደረጋችሁት ነገር መልካም አይደለም።

7 ሮቤልም ከእነርሱ ጋር ተቀመጠ፤ ሁሉም ተነሥተው ይህን ነገር ለያዕቆብ እንዳይናገሩ ተማማሉ፤ ሁሉም። ከምድርም ልጆች ሁላችንንም እንነሣበታለን በሰይፍም እንገድለዋለን።

8፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ በዚህ፡ ነገር፡ ከታናሽ፡ እስከ፡ ታላቁ፡ ተፈራሩ፡ አንድም ቃል፡ አልተናገረም፥ ነገሩንም፡ በልባቸው፡ ሰውረው።

9 እናም ከዚያ በኋላ ስለዚህ ነገር ሁሉ ለአባታቸው ለያዕቆብ የሚናገሩትን ለመወሰን እና ለመፈልሰፍ ተቀመጡ።

10ይሳኮርም።

11 ወደ አባታችንም ላከው ባየውም ጊዜ ክፉ አውሬ በላው ይላል፤ ስለዚህ ልብሱን ቅደዱ እነሆ ደሙ በቀሚሱ ላይ ይሆናል፤ ይህንም በማድረጋችሁ ከአባታችን ማጉረምረም ነፃ እንወጣለን። .

12 የይሳኮርም ምክር ደስ አሰኛቸው፥ ሰምተውም እንደ ተናገረ ይሳኮር እንደ ተናገረ አደረጉ።

13 ፈጥነውም የዮሴፍን መጎናጸፊያ ወስደው ቀደዱት የፍየሉንም ጠቦት አርደው በብላቴናው ደም ነከሩት፥ በአፈርም ረገጡት፤ ካባውንም ወደ አባታቸው ወደ ያዕቆብ በጽዮን ሰደዱት። የንፍታሌም እጅ፥ ይህንም እንዲናገር አዘዙት።

14 ከከብቶቹም ተሰብስበን እስከ ሴኬም መንገድ ድረስ ደረስን፤ ይህም ቀሚስ በመንገድ ላይ በደምና በአቧራ ተረጭቶ አገኘነው። አሁንም የልጅህ ቀሚስ መሆኑን ወይም አለመሆኑን እወቅ።

15 ንፍታሌምም ሄደ፥ ወደ አባቱም መጣ፥ ቀሚሱንም ሰጠው፥ ወንድሞቹም ያዘዙትን ቃል ሁሉ ተናገረው።

16 ያዕቆብም የዮሴፍን ቀሚስ አይቶ አወቀ፥ በምድርም በግምባሩ ተደፋ፥ ዝምም ብሎ እንደ ድንጋይ ሆነ፥ ከዚያም ተነሥቶ በታላቅ ድምፅና በልቅሶ ድምፅ ጮኸ፥ እርሱም፡ — ቀሚሱ ነው አለ። የልጄ የዮሴፍ!

17 ያዕቆብም ፈጥኖ ከባሪያዎቹ አንዱን ላከ ወደ ልጆቹም ሄዶ በመንገድ ሲመጡ አገኛቸው።

18፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ በመሸ፡ ጊዜ፡ ወደ፡ አባታቸው፡ መጡ፥ እንሆም፥ ልብሳቸው፡ ተቀደደ፥ በራሳቸውም ላይ ትቢያ ነበረ፥ አባታቸውንም፡ ሲጮኽና በታላቅ ድምፅ ሲያለቅስ አገኙት።

19 ያዕቆብም ልጆቹን እንዲህ አለ። እነርሱም ለአባታቸው ለያዕቆብ እንዲህ ብለው መለሱለት፡ - መንጋው ከተሰበሰበ በኋላ ዛሬ እየመጣን ነበር፥ እስከ ሴኬምም ከተማ ድረስ በመንገድ አጠገብ በምድረ በዳ ደረስን፥ ይህችም ቀሚስ በደም ተሞልቶ አገኘናት። መሬቱንም አውቀናል፤ ታውቀውም እንደ ኾነ ወደ አንተ ላክን።

20 ያዕቆብም የልጆቹን ቃል ሰምቶ በታላቅ ድምፅ ጮኸ እንዲህም አለ፡ — ይህ የልጄ ልብስ ነው፥ ክፉ አውሬ በልቶታል፤ ዮሴፍ ተሰብሯል፤ ለአንተና ለመንጎቹም መልካም እንደ ሆነ አይ ዘንድ፥ ከአንተም ዘንድ እንዲነግረኝ ዛሬ ልኬዋለሁ፤ እንዳዘዝሁትም ሄደ፤ ይህም ዛሬ ደርሶበታል። ልጄ ካንተ ጋር እንዳለ ሳስበው።

21 የያዕቆብም ልጆች መልሰው።

22 ያዕቆብም ቃላቸውን በሰማ ጊዜ ዳግመኛ ጮኸ፥ ተነሥቶም ልብሱን ቀደደ፥ በወገቡም ማቅ አለበሰ፥ መራራም አለቀሰ፥ አዝኖም ድምፁን ከፍ አድርጎ ይህን ቃል ተናገረ። ,

23 ልጄ ዮሴፍ ሆይ፣ ልጄ ዮሴፍ ሆይ፣ የወንድሞችህን ደኅንነት አድርጌ ዛሬ ሰደድኩህ፣ እነሆም ተሰባብረሃል። በእጄ ይህ በልጄ ላይ ሆነ።

24፤ ስለ አንተ፡ ልጄ፡ ዮሴፍን፡ አዝኖኛል፥ ስለ አንተ፡ አዝኖኛል። በሕይወት ዘመንህ ለእኔ ምንኛ ጣፋጭ ነበርህ አሁንም ሞትህ ለእኔ እጅግ መራራ ነው።

25 0 ልጄን ዮሴፍን በአንተ ፋንታ ሞቼ ነበር፣ ልጄ ሆይ፣ ልጄ ሆይ፣ ልጄ ሆይ፣ ስለ አንተ በጣም አዝኛለሁና። ልጄ ዮሴፍ ሆይ ወዴት ነህ ወዴትስ ተሳበህ? ተነሣ፥ ከስፍራህም ተነሣ፥ ልጄ ዮሴፍ ሆይ፥ መጥተህ ስለ አንተ ያለኝን ጭንቀት ተመልከት።

26 አሁንም መጥተህ ከዓይኖቼ በጉንጬ ላይ የሚወርደውን እንባ ቍጠር፥ ቍጣው ከእኔ እንዲመለስ በእግዚአብሔር ፊት አውጣቸው።

27 0 ልጄ ዮሴፍ ሆይ፣ ከዓለም መጀመሪያ ጀምሮ እስከ ዛሬ ማንም በማይወድቅበት በአንድ ሰው እጅ እንዴት ወደቅህ? በጠላት መምታት ተገድለሃልና፥ በጭካኔ ተገድለሃልና፥ ነገር ግን ይህ በአንተ ላይ እንደደረሰ በእውነት አውቃለሁ፥ ከኃጢአቴ ብዛት የተነሣ።

28 አሁንም ተነሥተህ ልጄ በአንተ ላይ ያለኝ ችግር ምን ያህል እንደመረረ ተመልከት፤ ባላደግሁህም፥ ሳልቀረጽህም፥ እስትንፋስንና ነፍስንም አልሰጠሁህም፤ ነገር ግን እግዚአብሔር የሠራህ፥ አጥንትህንም የሠራ፥ በሥጋም የለበሳቸው። በአፍንጫህም የሕይወት እስትንፋስን እፍ አለበት፥ ከዚያም ሰጠኝ።

29 አሁንም አንተን የሰጠኝ አምላክ ከእኔ ወስዶሃል፥ እንዲህም ያለ ነገር ደረሰብህ።

30 ያዕቆብም ስለ ዮሴፍ እንዲህ ብሎ ተናገረ፥ መራራ ልቅሶም አለቀሰ። መሬት ላይ ወድቆ ዝም አለ።

31 የያዕቆብም ልጆች ሁሉ የአባታቸውን መከራ ባዩ ጊዜ ስላደረጉት ነገር ተጸጸቱ፥ ደግሞም አምርረው አለቀሱ።

32 ይሁዳም ተነሥቶ የአባቱን ራስ ከምድር ላይ አንሥቶ በጭኑ ላይ አኖረው፥ የአባቱንም እንባ ከጉንጉኑ ላይ አበሰ፤ ይሁዳም ታላቅ ልቅሶን አለቀሰ የአባቱም ራስ በጭኑ ላይ ተቀምጦ ሳለ። እንደ ድንጋይ.

33፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ የአባታቸውን፡ መከራ፡ አዩ፥ ድምፃቸውንም ከፍ አድርገው፡ አለቀሱ፥ ያዕቆብም፡ እንደ፡ ድንጋይ፡ በምድር፡ ተኝቶ፡ ነበር።

34 ልጆቹም ባሪያዎቹም የባሪያውም ልጆች ሁሉ ተነሥተው ሊያጽናኑት ቆሙ፥ መጽናናቱንም እንቢ አለ።

35፤ የያዕቆብም፡ ቤት፡ ኹሉ፡ ተነሥተው፡ ስለ ፡ ዮሴፍና፡ ስለ፡ አባታቸው፡ መከራ፡ ታላቅ፡ ኀዘን፡ አዘኑ፤ ስሕተቱም፡ ወደ፡ ያዕቆብ፡ አባት፡ ወደ፡ አብርሃም፡ ልጅ፡ ወደ፡ ይስሐቅ፡ ደረሰ፡ ስለ ዮሴፍም መራራ ልቅሶ አለቀሰ። ቤተ ሰቡ ሁሉ፥ ከእርሱም ጋር የነበሩት ሰዎች በኬብሮን ከተቀመጠበት ስፍራ ሄደ፥ ልጁንም ያዕቆብን አጽናና፥ መጽናናትንም እንቢ አለ።

36፤ ከዚህም፡ በኋላ፡ ያዕቆብ፡ ከምድር፡ ተነሥ፡ እንባውም፡ በጉንጉጉቹ፡ ስትወርድ፡ ነበር፡ ልጆቹንም፡- ተነሡ፡ ሰይፋችኹንና፡ ቀስቶቻችሁንም አንሡ፥ ወደ፡ ሜዳም፡ ውጡ፥ እና፡ የምትችሉትን፡ እሹ፡ አላቸው። የልጄን አስከሬን ፈልገህ እቀብረው ዘንድ አምጡልኝ።

37 ደግሞ፣ እባካችሁ፣ ከአራዊት መካከል ፈልጉና አድኑአቸው፣ እናም ከእናንተ በፊት የሚመጣውን ያዙና ወደ እኔ አምጡት፣ ምናልባት እግዚአብሔር ዛሬ መከራዬን ይምርልኝ፣ እና በፊታችሁ የእኔን መከራ ያዘጋጃል። ልጄን ቁራጭ አድርጋ አምጡልኝ፥ እኔም የልጄን ፍርድ እበቀልለታለሁ።

38 ልጆቹም አባታቸው እንዳዘዛቸው አደረጉ፥ ማልደውም ተነሡ፥ እያንዳንዳቸውም ሰይፋቸውንና ቀስቱን በእጁ ያዙ፥ አውሬዎቹንም ለማደን ወደ ሜዳ ወጡ።

39 ያዕቆብም ገና ጮኸ እያለቀሰ በቤቱም ውስጥ ወዲያና ወዲህ ይመላለስ ነበር፥ እጆቹንም እየመታ፡ — ልጄ ዮሴፍ፥ ልጄ ዮሴፍ፡ አለ።

40 የያዕቆብም ልጆች አራዊትን ሊይዙ ወደ ምድረ በዳ ሄዱ፤ እነሆም፥ ተኵላ ወደ እነርሱ መጣ፥ ያዙትም፥ ወደ አባታቸውም ወሰዱት፥ እነርሱም። እንዳዘዝኸን ወደ አንተ አመጣነው የልጅህንም ሥጋ ልናገኘው አልቻልንም።

41 ያዕቆብም አውሬውን ከልጆቹ እጅ ወሰደ፥ በታላቅ ድምፅም ጮኸ፥ አውሬውንም በእጁ ይዞ በመራራ ልብ ለአውሬው። የምድርን አምላክ

ወይም ከልጄ ከዮሴፍ ጋር ስለ ደረሰብኝ መከራ እንዴት አትፈራም?

42 እና ልጄን በከንቱ በላኸው፣ ምክንያቱም ዓመፅ አላደረገም እናም በእርሱም ምክንያት ጥፋተኛ ስላደረግህኝ፣ ስለዚህ እግዚአብሔር የሚሰደደውን ይፈልጋል።

43 እግዚአብሔርም ያዕቆብን በቃሉ ያጽናናው ዘንድ የአውሬውን አፍ ከፈተ፤ ለያዕቆብም መለሰ ይህንም ቃል ተናገረው።

44፤ በምድር፡ ላይ፡ የፈጠረን፡ ሕያው፡ አምላክ፡ ነኝ፡ ጌታዬም፡ በአንተ፡ ሕያው፡ ነኝ፡ ልጅኽን፡ አላየውም፥ አልቀዳድምሁትም፥ ነገር፡ ግን፥ ከዚያ፡ የሄደውን፡ ልጄን፡ ለመፈለግ፡ ከሩቅ፡ አገር፡ መጣኹ። እኔ ዛሬ ሕያው እንደሆነ ወይም መሞቱን አላውቅም።

45፤ ልጄንም ልፈልግ ዛሬ ወደ ሜዳ ገባሁ፥ ልጆቻችሁም አገኙኝ፥ ያዙኝም፥ ሕመሜንም ጨመሩብኝ፥ ዛሬም ወደ አንተ አቀረቡኝ፤ አሁንም ቃሌን ሁሉ ለአንተ ተናግሬአለሁ።

46 እና አሁን፣ የሰው ልጅ ሆይ፣ በእጅህ ነኝ፣ እናም ዛሬ በፊትህ መልካም መስሎ የታየኝን አድርገኝ፣ ነገር ግን በፈጠረኝ በእግዚአብሔር ህይወት፣ ልጅህን አላየሁም፣ አላየሁምም። እቀዳደዋለሁ፥ የሰውም ሥጋ በሕይወቴ ዘመን ሁሉ ወደ አፌ አልገባም።

47 ያዕቆብም የአውሬውን ቃል በሰማ ጊዜ እጅግ ተደነቀ፥ አውሬውንም ከእጁ ሰደደ፥ እርስዋም ሄደች።

48 ያዕቆብም ገና እየጮኸ ለዮሴፍ ዕለት ዕለት አለቀሰለት፥ ለልጁም ብዙ ቀን አለቀሰ።

ምዕራፍ 44

1 ዮሴፍን ከምድያማውያን የገዙት ከወንድሞቹም የገዙት የእስማኤል ልጆች ከዮሴፍ ጋር ወደ ግብፅ ሄዱ፥ ወደ ግብፅም ዳርቻ መጡ፥ ወደ ግብፅም በቀረቡ ጊዜ አራት ሰዎች አገኙ። ከግብፅ ምድር በጉዟቸው የወጡ የሜዳን የአብርሃም ልጅ የሜዳን ልጆች።

2 እስማኤላውያንም፡- ይህን ባሪያ ከእኛ ልትገዙ ትወዳላችሁን? ለእኛ አሳልፈህ ስጠን አሉት፥ ዮሴፍንም አሳልፈው ሰጡአቸው፥ እጅግም የተዋበ ብላቴና እንደ ነበረ አዩት፥ በሃያ ሰቅልም ገዙት።

3 እስማኤላውያንም ወደ ግብፅ መንገዳቸውን ቀጠሉ፤ በዚያም ቀን ሜዳኒም ደግሞ ወደ ግብፅ ተመለሱ፤ መዲናምም እርስ በርሳቸው እንዲህ ተባባሉ። ታገለግለት ዘንድ በፊቱም ቁም በቤቱም ያለውንም ሁሉ ላይ የበላይ ትሾመው ዘንድ።

4፤ እንግዲህ፡ ኑ፡ የምንፈልገውን ሊሰጠን የሚችል እንደሆነ፡ ስለምንፈልገው፡ እንሸጠው።

5 እነዚህም ሜዳኒም ሄደው ወደ ጶጢፋር ቤት መጡ፥ እንዲህም አሉት፡ — የሚያገለግልህ መልካም ባሪያ እንደምትፈልግ ሰምተናል፤ እነሆ፥ የምንፈልገውን ብትሰጠን ደስ የሚያሰኝህ ባሪያ አለን አሉት። እንመኛለን እኛም እንሸጥልሃለን።

6 ጲጥፋራም።

7፤ ሜዳኒምም ሄደው ዮሴፍን አምጥተው በጲጥፋራ ፊት አቆሙት፥ አየውም፥ እጅግም ደስ አሰኘው፥ ጲጥፋራም፡- ስለዚህ ብላቴና የምትፈልጉትን ንገሩኝ?

8፤ እነርሱም፡ — አራት መቶ ብር እንፈልገዋለን፡ አሉት ጲጥፋራም፡ — የመሸጡን መዝገብ ብታመጣልኝ፡ እሰጥሃለሁ፥ ምናልባት ሊሰረቅ ይችላልና ታሪኩን ብትነግሩኝ፡ አለ። ይህ ብላቴና ባሪያ ወይም የባሪያ ልጅ አይደለምና፥ ነገር ግን የመልካምና የተዋበ ሰው እንዲመስል እመለከታለሁ።

9፤ ሜዳኒምም ሄደው የሸጡላቸውን እስማኤላውያንን ወደ እርሱ አመጡ፤ እነርሱም፡- ባሪያ ነው፥ እኛም ሸጠንንላቸው፡ ብለው ነገሩት።

10 ጲጥፋራም ገንዘቡን ለመዳኒም ሲሰጥ የእስማኤላውያንን ቃል ሰማ፤ ሜዳኒውም ብሩን ወስደው ተጓዙ፤ እስማኤላውያንም ደግሞ ወደ ቤታቸው ተመለሱ።

11 ጲጥፋራም ዮሴፍን ወስዶ ያገለግለው ዘንድ ወደ ቤቱ አመጣው። በእጁ ውስጥ አልፏል.

12፤ እግዚአብሔርም፡ ከዮሴፍ፡ ጋራ፡ ነበረ፥ በለጸገም፡ ሰው፡ ኾነ፤ እግዚአብሔርም፡ ስለ ዮሴፍ፡ የጶጢፋርን፡ ቤት፡ ባረከ።

13 ጶጢፋርም ያለውን ሁሉ በዮሴፍ እጅ ተወው፤ ዮሴፍም ነገሮችን የሚያስገባና የሚወጣ ነበር፤ ሁሉም ነገር በጶጢፋር ቤት በፍላጎቱ ተስተካክሏል።

14 ዮሴፍም የአሥራ ስምንት ዓመት ጉልማሳ ነበረ፥ ዓይኖቹም ያማሩና የተዋቡ ጉልማሳ ነበሩ፥ እርሱም በግብፅ አገር ሁሉ እንደ እርሱ አልነበረም።

15፤ በዚያን፡ ጊዜ፡ በጌታው፡ ቤት፡ ነበረ፥ ከቤቱም፡ ሲወጣ፡ ሲወጣ፡ ለጌታውም፡ ሲረዳ፡ የጌታው፡ ሚስት፡ ዘሊቃ፡ አይኗን፡ ወደ፡ ዮሴፍ፡ አነሣች፥ አየችውም፥ እነሆም፥ እርሱ የተዋበና የተዋበ ብላቴና ነበረ። በደንብ ሞገስ.

16 ውበቱንም በልብዋ ተመኘች ነፍሷም በዮሴፍ ላይ ያዘች፥ ዕለት ዕለትም ታታለችው፥ ዘሊቃም ዮሴፍን ዕለት ዕለት ታባብለው ነበር፤ ዮሴፍ ግን የጌታውን ሚስት ለማየት ዓይኑን አላነሣም።

17፤ ዘሊቃም፡ እንዲህ፡ አለው፡- መልክህና፡ መልክህ፡ እንዴት፡ መልካም፡ ነው፤ ባሪያዎችን፡ ኹሉ፡ አይቻለሁ፥ እንደ፡ አንተም፡ ያማረ፡ ባሪያ፡ አላየሁም። በእናቴ ማኅፀን የፈጠረኝ በእውነት የሰውን ልጅ ሁሉ ፈጠረ አላት።

18 እርስዋም፡- በግብፅ የሚኖሩትን ወንዶችንና ሴቶችን ሁሉ ያደነቅህባቸው ዓይኖችህ እንዴት ያማሩ ናቸው? እኛ በሕይወት ሳለን እንዴት ያማሩ ናቸው ነገር ግን በመቃብር ውስጥ ብታዩአቸው ከእነርሱ ትርቃቸዋለህ አላት።

19 እርስዋም። ቃልህ ሁሉ እንዴት ያማረና ያማረ ነው፤ አሁንም እባክህ በቤት ውስጥ ያለውን በገና ይዘህ በእጆችህ ዘበት፥ ቃልህንም እንስማ።

20፤ ርሱም፡ አላት፡- የአምላኬን፡ ውዳሴና፡ ክብሩ፡ በነገርኹ፡ ጊዜ፡ ቃሌ፡ እንዴት፡ ያማረና፡ ያማረ፡ ነው። የራስህ ፀጉር ምንኛ ያማረ ነው በቤቱ ያለው የወርቅ ማበጠሪያ እነሆ

ውስድና የራስህንም ጠጕር አንጠቅም አለችው።

21 እርሱም። ይህን ቃል እስከ መቼ ነው የምትናገረው? እነዚህን ቃላት ለእኔ መናገራችሁን ተውና ተነሣና የቤት ጉዳይህን ተከታተል።

22 እርስዋም። ነገር ግን ይህ ሁሉ ቢሆንም ዮሴፍን ወደ እርስዋ ማምጣት አልቻለችም፥ አይኑንም በእሷ ላይ አላደረገም፥ ነገር ግን ዓይኖቹን ከታች ወደ ምድር አቀና።

23 ሴሊካም ዮሴፍን ከእርስዋ ጋር እንዲተኛ በልቧ ለመነው፤ ዮሴፍም በቤቱ ተቀምጦ ሥራውን በሠራ ጊዜ ሴሊካ መጥታ በፊቱ ተቀመጠች፤ እርስዋም ከእርስዋ ጋር ይተኛ ዘንድ ዕለት ዕለት በንግግሯ አታለችው። ወይም ወደ እሷ ለማየት ዮሴፍ ግን አልሰማትም።

24 እርስዋም፡- እንደ ቃሌ ባታደርግ በሞት ቅጣት እቀጣሃለሁ የብረት ቀንበርም እጨምርብሃለሁ፡ አለችው።

25፤ ዮሴፍም፡ አላት፡- ሰውን፡ የፈጠረ፡ አምላክ፡ የእስረኞችን፡ እስር፡ ይፈታል፥ ርሱም፡ ከአንቺ፡ እስር ቤትና፡ ፍርድሽ፡ ያድነኛል፡ አላት።

26 እርስዋም ልታሳምነው በእርሱ ላይ ልታሸንፈው ቢያቅታት፥ ነፍሷም በእርሱ ላይ ሳለች፥ ምኞቷ በጽኑ ሕመም ጣላት።

27 የግብፅም ሴቶች ሁሉ ሊጠይቁአት መጡ፥ እነርሱም። አንተ ምንም የጎደለህ; ባልሽ በንጉሥ ፊት ታላቅና የተከበረ አለቃ ነውና፤ ልብህ ከሚፈልገው አንዳች ይጐድልሃልን?

28፤ ዘሊቃም፡ መለሰላቸው፡ እንዲህ፡ ብሎ፡ መለሰላቸው፡- ዛሬ፡ ይህ፡ የምታዩኝ፡ ሥርዓት፡ ከየት፡ እንደ፡ መነጬ፡ ለእናንተ፡ ታውቃላችኹ፤ ባሪያዎቹንም፡ ለሴቶች፡ ኹሉ፡ ያዘጋጅላቸው፡ ዘንድ፡ አዘጋጀችላቸው። ሴቶቹም ሁሉ በዘሊቃ ቤት በሉ።

29፤ እንዲሁም፡ የሚበሉት፡ እንጨት፡ የሚላጡበት፡ ቢላዋ፡ ሰጠቻቸው፥ ለዮሴፍም የከበረ ልብስ እንዲያለብሱት፥ በፊታቸውም እንዲታይ አዘዘች፤ ዮሴፍም በፊታቸው ቀረበ፥ ሴቶቹም ሁሉ ዮሴፍን ተመለከቱት፥ ተመለከቱት። ዓይናቸውንም ከእርሱ ላይ አታንሡ፥ ሁሉም በእጃቸው በያዙት ቢላዋ እጃቸውን ቈረጡ፥ በእጃቸውም ያለው አዝሙድ ሁሉ ደም ሞላ።

30 እናም ያደረጉትን አላወቁም ነገር ግን የዮሴፍን ውበት መመልከታቸው ቀጠሉ፣ እናም የዐይኖቻቸውን ሽፋሽፍት ከእርሱ አልመለሱም።

31 ሴሊካም ያደረጉትን አይቶ፡ — ይህ ያደረጋችሁት ሥራ ምንድር ነው? እነሆ፥ ትበላ ዘንድ አዝመራ ሰጥቻችኋለሁ፥ ሁላችሁም እጆቻችሁን ቈረጣችሁ።

32 ሴቶቹም ሁሉ እጃቸውን አዩ፣ እነሆም ደም ሞልተው ነበር፣ ደማቸውም በልብሳቸው ላይ ፈሰሰ፣ እነርሱም አሏት፣ ይህ በቤትሽ ያለው ባሪያ አሸንፎናል፣ እናም የዐይናችንን ሽፋሽፍት ከእርሱ መመለስ አልቻልንም። በውበቱ ምክንያት.

33 እርስዋም። እርሱ ሁልጊዜ በቤቴ ሲኖር፥ ዕለት ዕለትም በቤቴ ሲገባና ሲወጣ ሳየው እንዴት ልራቅ እችላለሁ? እንግዲህ በዚህ ምክንያት ከመቅዝት ወይም ከመጥፋት እንዴት እከላከላለሁ?

34፤ እነርሱም፡- ይህን፡ አማረ፡ መልክ፡ በቤቱ፡ አይቶ፡ ከእሱ፡ የሚከለክለው፡ ማን፡ ይችላልና፥ ቃሉ፡ እውነት፡ ነው፥ በቤትሽም፡ ሎሌና፡ አገልጋይ፡ አይደለም፥ እና፡ ያለበትን፡ ስለ፡ ምን፡ አትነግረውም። ነፍስህስ በዚህ ነገር እንድትጠፋ ትፈቅዳለህን?

35 እርስዋም እንዲህ አለቻቸው፡ — እኔ በየቀኑ እሱን ለማሳመን እጣራለሁ፥ እርሱም ምኞቴን አይፈቅድም፥ መልካም የሆነውንም ሁሉ ቃል ገባሁለት፥ ነገር ግን ከእርሱ ዘንድ መመለስ አልቻልኩም። ስለዚህ እኔ እንደምታዩት እያሽቆለቆለ ነው.

36፣ ሴሊካም በዮሴፍ ላይ ባላት ምኞት እጅግ ታመመች፥ በእርሱም እጅግ በጣም ወደደች፥ የዘሊቃም ቤት ሰዎች ሁሉና ባሏም ስለዚህ ነገር ምንም አያውቁም ነበር፤ ሴሊካ በእርስዋ ታምሞነበርና። ፍቅር ለዮሴፍ።

37፤ የቤቷም፡ ሰዎች፡ ኹሉ፡ — ስለ ምን ታመምኛለሽ፥ አንዳችም የሚጐድልሽ ስለ ምንድር ነው? ይህን ዕለት ዕለት በእኔ ላይ እየጨመረ ያለውን ነገር አላውቅም አለቻቸው።

38 ሴቶቹና ጓደኞቿም ሁሉ በየቀኑ ወደ እርስዋ ይመጡ ነበር፥ ከእርስዋም ጋር ተነጋገሩ፥ እርስዋም፡- ይህ ሊሆን የሚችለው በዮሴፍ ፍቅር ብቻ ነው፤ ምናልባት አንቺን ሰምቶ ይህን ሞት ከአንቺ ያርቅ ዘንድ አታዪው በስውር ምያዘው አሏት።

፴፱ እናም ሴሊካ ለዮሴፍ ካላት ፍቅር የተነሣ ከፋች፣ እናም ለመቆም ጥንካሬ እስኪያገኝ ድረስ ሄደች።

40 ከዕለታት አንድ ቀንም ዮሴፍ በቤቱ ውስጥ የጌታውን ሥራ ይሠራ ነበር፤ ሴሊካም በድብቅ መጥታ በድንገት ወደቀበት፤ ዮሴፍም ተነሣባት፤ ከእርስዋም የበለጠ ኃይል ነበረው፤ ወደ ምድርም አመጣት።

41 ዘሊቃም ስለ ልቧ ምኞት አለቀሰች፥ እያለቀሰችም ለመነችው፥ እንባዋም በጉንጯዋ ፈሰሰ፥ በልመናም ድምፅና በነፍስ መራራ ተናገረችው።

42 እንደ እኔ ያለች ቆንጆ ሴት ሰምተህ፣ አይተህ ወይም አውቀህ ታውቃለህ፣ ወይም ከራሴ የተሻለ፣ በየቀኑ ለአንቺ የምትናገር፣ ላንቺ በፍቅር የተነሳ ወደ ውድቀት ውስጥ ወድቃ፣ ይህን ሁሉ ክብር ለአንቺ ስትሰጥ፣ እና አሁንም አትወድም። ድምፄን አዳምጡ?

43 ጌታህንም በመፍራት እንዳይቀጣህ ንጉሡ በሕይወት እንዳለ በዚህ ነገር ከጌታህ ክፉ ነገር አይደርስብህም፤ አሁን፣ ስለዚህ ስማኝ፣ እና ለአንተ ስለሰጠሁህ ክብር እሺ እሺ፣ እናም ይህን ሞት ከእኔ አርቀው፣ እና ስለ አንተ ለምን እሞታለሁ? መናገርም ተወች።

44 ዮሴፍም መልሶ። ከእኔ ተራቅ፥ ይህን ነገር ለጌታዬ ተወው፤ እነሆ ጌታዬ ከእኔ ጋር በቤቴ ያለውን አያውቅም፣ የእርሱ የሆነውን ሁሉ በእጄ አሳልፎ ሰጥቶኛልና፣ እናም በጌታዬ ቤት እነዚህን ነገሮች እንዴት አደርጋለሁ?

45፤ በቤቱም፡ አክብሮኛልና፥ በቤቱም፡ ላይ፡ ላይ፡ ሾሞኛል፥ ከፍ ከፍም

አድርጎኛል፥ በዚህም ቤት ከእኔ የሚበልጥ ማንም የለም፥ ጌታዬም ከእኔ ምንም አልከለከለኝም። ሚስቱ ከሆንሽ ከአንቺ በቀር፣ ይህን ቃል እንዴት ትናገራኛለሽ፣ እና ይህን ታላቅ ክፋትና ኃጢአት በእግዚአብሔርና በባልሽ ላይ እንዴት አደርጋለሁ?

46፤ አሁንም ከእኔ ተራቅ፥ እንደዚህም ያለ ቃል ከእንግዲህ አትናገር፥ ቃልህን አልሰማም። ሴሊካ ግን ይህን ቃል ሲነግራት ዮሴፍን አልሰማውም፤ ነገር ግን እርሷን እንዲሰማ ዕለት ዕለት ታስበው ነበር።

47 ከዚህም በኋላ የግብፅ ወንዝ ከዳርቻው ሁሉ በላይ ሞላ፣ የግብፅም ሰዎች ሁሉ ወጡ፣ ደግሞም ንጉሡና መኳንንቱ ከበሮና ዘፋኝ ወጡ፣ በግብፅም ታላቅ ደስታ ሆነና፣ በሲሖር ባሕር በተጥለቀለቀ ጊዜ የበዓል ቀን ቀኑን ሙሉ ደስ ሊላቸው ወደዚያ ሄዱ።

48 ግብጻውያንም እንደ ልማዳቸው ደስ ሊላቸው ወደ ወንዝ በወጡ ጊዜ የጶጢፋር ቤት ሰዎች ሁሉ ከእነርሱ ጋር ሄዱ፤ ሴሊካ ግን፡ — ደንግጬ ነበር፥ ብቻዋንም ቀረች ብላ ከእነርሱ ጋር ልትሄድ አልወደደም። በቤቱ ውስጥ, እና ማንም ሌላ ሰው ከእሷ ጋር በቤቱ ውስጥ አልነበረም.

49 ተነሥታም ወደ ቤትዋ ወደ ቤተ መቅደስዋ ወጣች፥ የመኳንንት ልብስም ተጐናጽፋ ለበሰች፥ በራስዋም ላይ በብርና በወርቅ የተለበሱ የኦኖምን የከበሩ ድንጋዮችን አኖረች፥ ፊትዋንና ቆዳዋንም በሁሉም ዓይነት አስጌጠች። ሴትን የሚያነጻ ፈሳሽ፥ መቅደሱንና ቤቱን በካስያና በዕጣን ሽቶ ከርቤና እሬት ዘረጋች፥ በኋላም በገሃድ ደጃፍ ተቀመጠች። ቤተ መቅደሱ፣ ዮሴፍ ሥራውን ይሠራ ዘንድ ባለፈበት የቤቱ መተላለፊያ ውስጥ፣ እነሆም ዮሴፍ ከእርሻ መጥቶ የጌታውን ሥራ ሊሠራ ወደ ቤቱ ገባ።

50፤ ሊያልፍበት ወደ ነበረበትም ስፍራ ደረሰ፥ የሴሊካንንም ሥራ ሁሉ አየ፥ ተመለሰም።

51 ዘሊቃም ዮሴፍ ከእርስዋ ሲመለስ አይታ ዮሴፍ ምን ሆነህ ነው? ወደ ሥራህ ና፥ እነሆም ወደ መቀመጫህ እስክትደርስ ድረስ እሰጥሃለሁ።

52 ዮሴፍም ተመልሶ ወደ ቤቱ መጣ፥ ከዚያም ወደ ተቀመጠበት ቦታ አለፈ፤ እንደ ልማዱም የጌታውን ሥራ ሊሠራ ተቀመጠ፥ እነሆም ዘሊቃ ወደ እርሱ መጣ፥ የልብ ልብስም ለብሶ በፊቱ ቆመ፥ ሽታውም ልብሷ በርቀት ተዘርግቶ ነበር።

53 ፈጥናም ዮሴፍንና ልብሱን ይዘ፣ “ንጉሥ ሕያው ነኝና ልመናዬን ባትፈጽም ኖሮ ዛሬ ትሞታለህ፤ እርስዋም ፈጥና ሌላውን እጇን ዘርግታ ሰይፍ መዘዘች አለችው። በልብሷም ሥር፥ በዮሴፍ አንገት ላይ አኖረችው፥ እርስዋም፡- ተነሣና ልመናዬን ፈጽምልኝ፥ አንተም ዛሬ ትሞታለህ አለችው።

54 ዮሴፍም ይህን ነገር ስላደረገላት ፈራቻት፥ ከእርስዋም ሊሸሽ ተነሣ፥ ልብሱንም ፊት ያዘች፥ በሸሸውም ድንጋጤ ዘሊቃ የነጠቀው ልብስ ተቀደደ፥ ዮሴፍም ትቶ ሄደ። በዘሊቃ እጅ ያለ ልብስ አለበሰው፥ ፈርቶ ነበርና ሸሽቶ ወጣ።

55 ዘሊቃም የዮሴፍ ልብስ ተቀደደ በእጇም እንደ ተወው እንደ ሸሸ ባየች ጊዜ ወሬው ስለ እርስዋ እንዳይነገር ሕይወቷን ፈራች፥ ተነሥታም ተንኰልን አደረገች፥ የለበሰችውን ልብስ አውልቃ ሌላውን ልብስ ለበሰች።

56 የዮሴፍንም ልብስ ወሰደች በአጠገቧም አኖረች፤ ሄዳም ታምማ በተቀመጠችበት ስፍራ የቤቶቿ ሰዎች ወደ ወንዝ ሳይወጡ ተቀመጠች፤ አንድ ብላቴና ጠራች። በዚያን ጊዜ በቤቱ ውስጥ የነበረ, እሷም የቤቱን ሰዎች ወደ እርሷ እንዲጠራ አዘዘችው.

57 እርስዋም ባየቻቸው ጊዜ በታላቅ ድምፅና ልቅሶ።

58 አንተም ከወጣህ በኋላ ወደ ቤት መጣ፥ በቤቱም ሰው እንደሌለ ባየ ጊዜ፥ ከእኔ ጋር ሊተኛ አስቦ ወደ እኔ መጣና ያዘኝ።

59 እኔም ልብሱን ይዤ ቀደድሁት በታላቅ ድምፅም ጠራሁት፤ ድምፄንም ከፍ አድርጌ ነፍሱን ፈርቼ ልብሱን በፊቴ ጥሎ ሸሸ።

60፤ የቤቷም፡ ሰዎች፡ አንዳች፡ ተናገሩ፥ ነገር፡ ግን፥ ቍጣቸው፡ በዮሴፍ፡ ላይ፡ ነደደ፥ ወደ፡ ጌታውም፡ ኼደው፡ የተንኰሉ፡ ቃል፡ ነገሩት።

61 ጲጥፋራም ተቆጥቶ ወደ ቤት ገባ፥ ሚስቱም። ዛሬ ከእኔ ጋር ሊጫወት ወደ እኔ መጥቶአልና ባሪያውን ወደ ቤቴ አስገባ። ዛሬ እንዲህ አደረገብኝ።

62 ጲጥፋራም የሚስቱን ቃል ሰማ፥ ዮሴፍንም ጽኑ ግርፋት እንዲቀጣው አዘዘ፥ እንዲሁ አደረጉበት።

63 ሲመቱትም ዮሴፍ በታላቅ ድምፅ ጮኸ፥ ዓይኖቹንም ወደ ሰማይ አነሣና፡ — አቤቱ አምላክ ሆይ፥ እኔ ከዚህ ሁሉ ንጹሕ እንደ ሆንሁ ታውቃለህ፥ ለምንስ በዚህ እሞታለሁ አለ። በውሸት ቀን፥ በእነዚህ በምታውቃቸው ያልተገረዙ ክፉ ሰዎች እጅ?

64 የጶጢፋርም ሰዎች ዮሴፍን እየደበደቡት ሳለ እያለቀሰ እያለቀሰ ቀጠለ፤ በዚያም የአሥራ አንድ ወር ሕፃን ነበረ፤ እግዚአብሔርም የሕፃኑን አፍ ከፈተለት፣ እናም ይህን ቃል በጲጥፋራ ሰዎች ፊት ተናገረ፣ ዮሴፍንም መቱት። እያለ።

65 ከዚህ ሰው ምን ትፈልጋለህ? ይህንስ ክፉ ነገር ስለ ምን ታደርጋለህ? እናቴ በውሸት ትናገራለች እና ውሸት ተናግራለች; ግብይቱም እንዲሁ ነበር።

66 ሕፃኑም የሆነውን ሁሉ በትክክል ነገራቸው፥ የዘሊቃንም ለዮሴፍ የተናገረውን ቃል ሁሉ ዕለት ዕለት ይነግራቸው ነበር።

67፤ ሰዎቹም፡ ኹሉ፡ የሕፃኑን፡ ቃል፡ ሰምተው፡ በሕፃኑ ቃል፡ እጅግ፡ አደነቁ፥ ሕፃኑም፡ መናገር፡ ተወ፥ ዝምም አለ።

68 ጲጥፋራም በልጁ ቃል እጅግ አፈረ፥ ሰዎቹም ዮሴፍን ከእንግዲህ ወዲህ እንዳይመቱት አዘዘ፥ ሰዎቹም ዮሴፍን መምታታቸውን ተዉ።

69 ጶጢፋርም ዮሴፍን ወስዶ በዚህ ነገር ላይ እንዲፈርድበት የንጉሡ ዳኞች በሆኑት በካህናቱ ፊት ለፍርድ እንዲቀርቡት አዘዘ።

70 ጲጥፋራና ዮሴፍም ወደ ንጉሡ ፈራጆች ወደ ካህናት ፊት ቀረቡ፥ እርሱም።

71 ካህናቱም ዮሴፍን። ዮሴፍም እንዲህ ሲል መለሰላቸው። ጶጢፋርም ዮሴፍን፦ የእኔን ሁሉ በእጅህ አደራ ሰጥቼሃለሁ፥ ከሚስቴም በቀር ምንም አልከለከልሁህም፥ ይህንስ ክፉ ነገር እንዴት ታደርጋለህ?

72 ዮሴፍም መልሶ እንዲህ አለ፡ —ጌታዬ ሕያው እግዚአብሔርን!

73 ቤትህ ከሆንሁ አንድ ዓመት አለፈኝ፤ በእኔ ላይ ኃጢአትን አይተሃልን?

74 ካህናቱም ጶጢፋርን፡ — እንለምንሃለን፡ ልከኝ፥ የተቀደደውን የዮሴፍን ልብስ ወደ እኛ ያቅርቡልን፥ እንባውንም እንይ፥ እንባውም በልብሱ ፊት ካለ፥ ልብሱን ፊትዋ ትይዩ ነበረ፥ እርስዋም ያዘችው ወደ እርስዋም ልትመጣ ነበር፤ ሚስትህም የተናገረችውን ሁሉ አታላይ አደረገች።

75፤ የዮሴፍንም ልብስ፡ መሳፍንት፡ ወደሆኑት፡ ካህናቶች፡ ፊት፡ አቀረቡ፥ አዩም፥ እንባውም፡ በዮሴፍ፡ ፊት፡ ነበረ፥ የፈራጆች፡ ካህናትም፡ ኹሉ፡ እንደገፋችው፡ አወቁ፡ እንዲህም፡ አሉ። ይህ ባሪያ ምንም አላደረገምና፥ በእርሱ በኩል በሚስትህ ላይ ስለ ወጣ ስለ ሰማሁት ወሬ በወኅኒ እንዲያድር ፍርዱ ነው እንጂ።

76 ጲጥፋራም ቃላቸውን ሰማ፥ የንጉሡም እስረኞች በታሰሩበት በግዞት አኖረው ዮሴፍም በግዞት ቤት አሥራ ሁለት ዓመት ሆነ ።

77 እናም ይህ ቢሆንም፣ የጌታው ሚስት ከእርሱ አልተለየችም፣ እና እሷን ለመስማት በየቀኑ ከእርሱ ጋር ከመናገር አላቋረጠችም፣ እናም ከሶስት ወር በኋላ ሴሊቃ ወደ ዮሴፍ ቤት እየሄደ ወደ እስር ቤት ሄደ። ቀን፣ እርስዋም እንዲሰማት አዘነችው፣ እናም ሴሊካ ዮሴፍን፦ በዚህ ቤት ውስጥ ምን ያህል ትቀመጣለህ? አሁን ግን ቃሌን ስማ፥ እኔም ከዚህ ቤት አወጣሃለሁ።

78 ዮሴፍም መልሶ እንዲህ አላት። ምኞቴን ባትፈጽም ዐይንህን አነሣለሁ፥ በእግርህም ላይ ሰንሰለት እጨምራለሁ፥ በፊትም በማታውቃቸው ሰዎች እጅ አሳልፌ እሰጥሃለሁ አለችው።

79 ዮሴፍም መልሶ እንዲህ አላት፣ “እነሆ፣ የምድር ሁሉ አምላክ በእኔ ላይ ከምታደርጊው ሁሉ ያድነኛል፣ የዕውሮችን ዓይኖች ይከፍታልና፣ የታሰሩትን ይፈታል፣ መጻተኞችንም ሁሉ ይጠብቃል። ከመሬቱ ጋር አያውቁም.

80 ጼሊቃም ዮሴፍን እንዲሰማት ማሳመን ቢያቅተው፥ ልታታልለው መሄዷን ተወች። እና ዮሴፍ አሁንም በእስር ቤት ውስጥ ታስሮ ነበር. የዮሴፍም አባት ያዕቆብ በከነዓን ምድርም ያሉት ወንድሞቹ ሁሉ በዚያ ወራት ስለ ዮሴፍ አለቀሱና አለቀሱ ያዕቆብ ለልጁ ስለ ዮሴፍ መጽናናትን እንቢ ነበርና ያዕቆብም ጮኸ አለቀሰም እነዚያን ሁሉ ቀናት.

ምዕራፍ 45

1 በዚያም ዓመት ዮሴፍ ወንድሞቹ ከሸጡት በኋላ ወደ ግብፅ በወረደበት ዓመት የያዕቆብ ልጅ ሮቤል ወደ ተምና ሄዶ የአቪን ልጅ ኤሊራምን አገባ። ከነዓናዊውም ወደ እርስዋ መጣ።

2 የሮቤልም ሚስት ኤሊዩራም ፀነሰች፥ ሄኖክን፥ ፓሉን፥ ኬጽሮንን፥ ካርሚንንም አራት ልጆች ወለደችለት። ወንድሙም ስምዖን እኅቱን ዲናን አገባ፥ እርስዋም መሙኤልን፥ ያሚን፥ ኦሃድ፥ ያኪን፥ ዘካርን አምስት ልጆች ወለደችለት።

3 ከዚያም በኋላ ወደ ከነዓናዊቱ ወደ ቡና መጣ፤ እርሱም ስምዖን ከሴኬም ከተማ የማረከው ቡና ነው፤ ቡናም በዲና ፊት ነበረ፥ ይረዳትላትም ነበር፤ ስምዖንም ወደ እርስዋ መጣ፥ ሳኦልንም ወለደችለት።

4፤ በዚያም፡ ጊዜ፡ ይሁዳ፡ ወደ፡ አዱላም፡ ኼደ ፥ ወደ፡ አዱላምም፡ ሰው፡ ኼራ፡ ወደሚባል፡ ሰው፡ መጣ፤ ይሁዳም፡ በዚያ፡ የከነዓን፡ ሰውን ፡ ሴት፡ ልጅ፡ አየ፥ ስሟም፡ አልያት፡ የተባለች፡ የሱዋ፡ ልጅ፡ ነበረ። ወስዳም ወደ እርስዋ መጣ፤ ኤልያስም ዔርን አውናን ሴሎንም ለይሁዳ ወለደች። ሦስት ወንዶች ልጆች.

5 ሌዊና ይሳኮርም ወደ ምሥራቅ ሄዱ፥ የዔቦርንም ልጅ የዮቅጣንን ልጅ የኢዮባብን ሴቶች ልጆች አገቡ። ለዮቅጣንም ልጅ ለኢዮባብ ሁለት ሴቶች ልጆች ነበሩት። የታላቂቱ ስም አዲና፥ የታናሺቱም ስም አሪዳ ነበረ።

6 ሌዊም አዲናን ወሰደ፥ ይሳኮርም አሪዳ ወሰደ፥ ወደ ከነዓንም ምድር ወደ አባታቸው ቤት መጡ፤ አዲናም ለሌዊ ጌርሶንን ቀዓትንና ሜራሪን ወለደች። ሦስት ወንዶች ልጆች.

7 አሪዳም ለይሳኮር ቶላን፣ ፉዋን፣ ኢዮብንና ሾሞንን አራት ልጆች ወለደች። ዳንም ወደ ሞዓብ ምድር ሄደ፥ የሞዓባዊውን የካሚዳን ልጅ አፍላሌትን አገባ፥ ወደ ከነዓንም ምድር አመጣት።

8 አፍላሌትም መካን ነበረች፥ ዘርም አልነበራትም፤ ከዚያም በኋላ እግዚአብሔር የዳንን ሚስት አፍላሌት አሰበ፥ ፀነሰችም፥ ወንድ ልጅንም ወለደች፥ ስሙንም ኩሺም ብላ ጠራችው።

9 ጋድና ንፍታሌም ወደ ካራን ሄዱ፥ ከዚያም የናኮርን ልጅ የዖዝን ልጅ የአሙራንን ሴቶች ልጆች አገቡ።

10 የአሙራም ሴቶች ልጆች ስም ይህ ነው፤ የታላቂቱ ስም መሪማ፥ የታናሹም ስም ዑዚት ነበረ። ንፍታሌም መሪማን ወሰደ፥ ጋድም ዑዚትን ወሰደ። ወደ ከነዓን ምድር ወደ አባታቸው ቤት አመጣቸው።

11፤ መሪማም ለንፍታሌም ያክጽኤልን፣ ጉኒን፣ ኢያዜርን፣ ሳሌምን አራት ልጆች ወለደች። ዑዚትም ለጋድ ሴፊዮንን፥ ቻጊን፥ ሱኒን፥ ኤዝቦንን፥ ዔሪን፥ አሮዲንና አራሊንን ሰባት ልጆችን ወለደች።

12 አሴርም ወጣ፥ የእስማኤልንም ልጅ የሃዳድን ልጅ የአፍላን ልጅ አዶንን ሚስት አገባ፥ ወደ ከነዓንም ምድር አገባት።

13 በዚያም ወራት የአሴር ሚስት አዶን ሞተች፤ ዘርም አልነበራትም፤ አዶን ከሞተ በኋላ አሴር ወደ ወንዙ ማዶ ሄዶ የሴም ልጅ የዔቦርን ልጅ የዔቦርን ልጅ የአቢማኤልን ልጅ ሀዱራን አገባ።

14፤ ወጣቱም፡ ቁንጅና፡ ልባም ሴት ነበረች፤ የሴምም ልጅ የኤላም ልጅ መልክኤል ሚስት ነበረች።

15 ሃዱራም ማልኪኤልን ሴት ልጅ ወለደች ስሙንም ሴራክ ብሎ ጠራው፤ ከዚህም በኋላ ማልኪኤል ሞተች፤ ሐዱራም ሄዳ በአባትዋ ቤት ተቀመጠች።

16 ሚስቱም በአሴር ከሞተች በኋላ ሄዶ ሀዱራን አገባ፥ ወደ ከነዓንም ምድር አመጣት፤ ሴት ልጅዋንም ሴራክን ከእነርሱ ጋር አመጣ፥ እርስዋም የሦስት ዓመት ልጅ ነበረች፥ ብላቴናይቱም አመጡ። በያዕቆብ ቤት ውስጥ።

17 ብላቴናይቱም መልከ መልካም ነበረች፥ በተቀደሰውም በያዕቆብ ልጆች መንገድ ሄደች። ምንም አልጎደለባትም፥ እግዚአብሔርም ጥበብንና ማስተዋልን ሰጣት።

18፤ የአሴርም ሚስት ሃዱራ ፀነሰች፥ ይምናህን፥ ይሽዋን፥ ይሽዊን፥ በሪያን ወለደችለት። አራት ወንዶች ልጆች.

19 ዛብሎንም ወደ ምድያም ሄደ፥ የምድያም ልጅ የሆነውን የአቢዳ ልጅ የሞላድን ልጅ መሪሳን አገባ፥ ወደ ከነዓንም ምድር አገባት።

20 ሜሩሻም ለዛብሎን ሴሬድን ኤሎንንና ያክልኤልን ወለደች። ሦስት ወንዶች ልጆች.

21 ያዕቆብም የታራ ልጅ የዘባ ልጅ ወደ አራም ላከ ለልጁም ብንያም መካሊያን የሶርያን ልጅ አገባ፥ እርስዋም ወደ ከነዓን ምድር ወደ ያዕቆብ ቤት መጣች። ፤ ብንያምም የሶርያን ልጅ ሜካሊያን አገባ የአሥር ዓመት ልጅ ነበረ።

22 መካሊያም ፀነሰች ለብንያም ቤላን ቤኬርን አስቤልን ጌራን ንዕማንንም አምስት ልጆች ወለደች። ብንያምም ከዚያ በኋላ ሄዶ የአብርሃምን ልጅ የሰምሮንን ልጅ አሪባትን አገባ፥ ከመጀመሪያ ሚስቱ ሌላ የአሥራ ስምንት ዓመት ልጅ ነበረ። አሪባትም ለብንያም አኪን ቮሽን ሙፒምን ጬፒምን ኦርድን ወለደች። አምስት ወንዶች ልጆች.

23፤ በዚያም፡ ጊዜ፡ ይሁዳ፡ ወደ፡ ሴም፡ ቤት፡ ኼደ፥ የሴምን፡ ልጅ፡ የኤላምን፡ ልጅ፡ ትዕማርን፡ አገባ።

24 ዔርም ወደ ሚስቱ ወደ ትዕማር መጣ፥ ሚስትም ሆነችለት፥ ወደ እርስዋም በመጣ ጊዜ ዘሩን በውጫዊ መንገድ አጠፋው፥ ሥራውም በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ሆነ፥ እግዚአብሔርም ገደለው።

25 የይሁዳም በኵር ልጅ ዔር ከሞተ በኋላ ይሁዳ አውናንን።

26 ኦናንንም ትዕማርን አገባ፥ ወደ እርስዋም መጣ፥ ኦናንም ደግሞ እንደ ወንድሙ ሥራ አደረገ፥ ሥራውም በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ሆነ፥ እርሱንም ደግሞ ገደለው።

27 አውናንም በሞተ ጊዜ ይሁዳ ትዕማርን፡- ልጄ ሴሎ እስኪያድግ ድረስ በአባትሽ ቤት ተቀመጥ፥ ይሁዳም ለሴሎ ሊሰጣት ከዚያ ወዲያ ትዕማርን አልወደደም፥ ምናልባት እርሱ ደግሞ እንደ ይሞታል ብሎአልና። ወንድሞቹ.

28፤ ትዕማርም ተነሥታ ሄዳ በአባትዋ ቤት ተቀመጠች፤ ትዕማርም በአባትዋ ቤት ጥቂት ጊዜ ተቀመጠች።

29 በዓመቱም አብዮት የይሁዳ ሚስት አልያት ሞተች። ይሁዳም ስለ ሚስቱ ተጽናና፥ አልያም ከሞተ በኋላ ይሁዳ በጎቻቸውን ይሸልት ዘንድ ከወዳጁ ከኪራህ ጋር ወደ ተምና ወጣ።

30 ትዕማርም ይሁዳ በጎቹን ይሸልት ዘንድ ወደ ተምና እንደ ወጣ፥ ሴሎም እንዳደገች ሰማች፥ ይሁዳም አልወደዳትም።

31 ትዕማርም ተነሥታ የመበለትነትዋን ልብስ አወለቀች፥ መጎናጸፊያም አደረገች፥ ራሷንም ተሸፈነች፥ ሄዳም በተምና በሚወስደው መንገድ ባለው የሕዝብ መንገድ ላይ ተቀመጠች።

32 ይሁዳም አልፎ አይቶ ወሰዳት፥ ወደ እርስዋም መጣ፥ ከእርሱም ፀነሰች፥ በወለደችም ጊዜ፥ እነሆ፥ መንታ በማኅፀንዋ ነበሩ፥ የፊተኛውንም ስም ፋሬስ ብሎ ጠራው። የሁለተኛው ዛራ ስም.

ምዕራፍ 46

1 በዚያም ወራት ዮሴፍ በግብፅ ምድር በግዞት ታስሮ ነበር።

2፤ በዚያን፡ ጊዜ፡ የፈርዖን፡ ሎሌዎች፡ የግብጽ፡ ንጉሥ፡ የነበረው፡ የእንጀራ፡ አሳላፊዎች፡ አለቃና፡ የእንጀራ፡ አበዛዎች፡ አለቃ፡ በፊቱ፡ ቆሙ።

3 ጠጅ አሳላፊውም የወይን ጠጅ ወስዶ ይጠጣ ዘንድ በንጉሡ ፊት አቀረበው፤ ጋጋሪውም ይበላ ዘንድ በንጉሡ ፊት እንጀራ አኖረ፤ ንጉሡም ከወይኑ ጠጣ፥ እንጀራውንም በላ፥ እርሱና ባሪያዎቹና አገልጋዮቹ በንጉሡ ቤት የበሉት አገልጋዮች በላ። ጠረጴዛ.

4 እየበሉና እየጠጡም ሳሉ ጠጅ አሳላፊና ጋጋሪው በዚያ ቀሩ፤ የፈርዖንም አገልጋዮች ጠጅ አሳላፊ ባመጣው በወይኑ ውስጥ ብዙ ዝንቦችን አገኙ፥ በዳቦ ጋጋሪውም እንጀራ ውስጥ የናስ ድንጋይ ተገኘ።

5 የዘበኞቹም አለቃ ዮሴፍን በፈርዖን አለቆች ላይ ሾመው፤ የፈርዖንም አለቆች አንድ ዓመት ታስረው ነበር።

6 በዓመቱም መጨረሻ ሁለቱም በአንዲት ሌሊት ሕልምን አለሙ፤ እነሱም ባሉበት በታሰሩበት ስፍራ ነበር፤ በነጋውም ዮሴፍ እንደ ልማዱ ሊረዳቸው ወደ እነርሱ መጣ፤ አያቸውም ፊታቸውንም አየ። ተጨንቁ እና አዝነዋል ።

7 ዮሴፍም እንዲህ ሲል ጠየቃቸው። ዛሬ ፊታችሁ አዝኗል? ሕልምን አልመን የሚተረጉምም አጥተናል አሉት። ዮሴፍም እንዲህ አላቸው።

8፤ ጠጅ አሳላፊውም ሕልሙን ለዮሴፍ ነገረው፥ እንዲህም አለ፡ — በሕልሜ አየሁ፥ እነሆም፥ አንድ ትልቅ የወይን ግንድ በፊቴ ነበረ፥ በዚያም ወይን ላይ ሦስት ቅርንጫፎች አየሁ፥ ወይኑም ፈጥኖ አበበ፥ ወደ ረጅምም ከፍታ ደረሰ። ዘለላዎቹ ደርቀው ወይን ሆኑ።

9 ወይኑንም ወስጄ በጽዋ ውስጥ ጨመቅሁት፥ በፈርዖንም እጅ አደረግሁት፥ ጠጣም። ዮሴፍም፡- በወይኑ ላይ የነበሩት ሦስቱ ቅርንጫፎች ሦስት ቀን ናቸው አለው።

10፤ ነገር፡ ግን፡ በሦስት፡ ቀን፡ ጊዜ፡ ንጉሡ፡ ታወጡኽ፡ ያዛቸዋል፥ ወደ፡ ሹመትኽም፡ ይመልስኻል፥ አንተም፡ ጠጅ፡ አሣላፊ፡ እንደ፡ ነበርኽ፡ ጊዜ፡ እንደ፡ ቀድሞ፡ የወይኑን፡ ለንጉሡ፡ ትጠጣዋለው። ነገር ግን በአንተ

መልካም በሆነ ጊዜ ለፈርዖን ታስበኝ ዘንድ በፊትህ ሞገስን አግኝ፣ ቸርነትንም አድርግልኝ፣ ከከነዓን ምድር ተሰርቄአለሁና ከዚህ እስር ቤት እንድታወጣኝ ፍቀድልኝ። በዚህ በታ ለባርነት ይሸጥ ነበር.

፲፩ እናም ደግሞ ስለ ጌታዬ ሚስት የተነገረህ ሀሰት ነው፣ በዚህ ጉድጓድ ውስጥ በከንቱ ስላደረጉኝ፣ ጠጅ አሳላፊውም ለዮሴፍ መልሰ።

12 ጋጋሪውም ዮሴፍ የጠጅ አሳላፊውን ሕልም በትክክል እንደተረተረ አይቶ ቀረበና ሕልሙን ሁሉ ለዮሴፍ ነገረው።

13 በሕልሜም ሦስት ነጭ መሶብ በራሴ ላይ አየሁ፥ አየሁም፥ እነሆም በላይኛው መሶብ ለፈርዖን የተጋገረ መብል ሁሉ እንዳለ አየሁ፥ እነሆም፥ ወፎች ሲበሉት አየሁ። ከጭንቅላቴ ላይ.

14 ዮሴፍም አለው፡ — ያየሃቸው ሦስቱ መሶብ ሦስት ቀን ናቸው በሦስት ቀንም ፈርዖን ራስህን ነቅሎ በእንጨት ላይ ይሰቅልሃል፥ እንዳየህም ወፎች ሥጋህን ከአንተ ይበላሉ። በህልምህ ።

15፤ በዚያም፡ ጊዜ፡ ንግሥቲቱ፡ ትውጣ፡ ነበረ ፥ በዚያም፡ ቀን፡ ለግብጽ፡ ንጉሥ፡ ወንድ፡ ልጅን፡ ወለደች፥ ንጉሡም፡ የበኵር፡ ልጁን፡ እና፡ የግብጽ፡ ሕዝብ፡ ኹሉ፡ ከአለቆችና፡ ሎሌዎች፡ ጋራ፡ እንደ፡ ወሰደ፡ አወጁ። ፈርዖንም እጅግ ደስ አለው።

16 በተወለደም በሦስተኛው ቀን ፈርዖን ለሹማምቶቹና ለአገልጋዮቹ ለዘዓር ምድርና ለግብፅ ምድር ሠራዊት ግብዣ አደረገ ።

17 የግብፅም ሰዎች ሁሉ የፈርዖንም ባሪያዎች ከንጉሡ ጋር በልጁ በዓል ሊበሉና ሊጠጡ በንጉሡም ደስታ ደስ ሊላቸው መጡ።

18፤ በዚያም፡ ጊዜ፡ የንጉሡ፡ አለቃዎችና፡ ሎሌዎቹ፡ ኹሉ፡ በዚያ፡ በዓል፡ ለስምንት፡ ቀን፡ ደስ፡ አላቸው፥ በንጉሡም፡ ቤት፡ ኹሉ፡ በዘፈን፡ ከበሮና፡ ዘፈን፡ ለስምንት፡ ቀን፡ ደስ፡ አላቸው።

19 ዮሴፍም ሕልሙን የፈታለት የጠጅ አሳላፊ ዮሴፍን ረሳው፥ እንደ ተናገረውም ለንጉሡ አልነገረውም፤ ዮሴፍ በሰው ታምኖ ነበርና ይቀጣው ዘንድ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሆነ ።

20 ዮሴፍም አሥራ ሁለት ዓመት እስኪሞላ ድረስ ሁለት ዓመት በእስር ቤት ተቀመጠ።

ምዕራፍ 47

1 የአብርሃምም ልጅ ይስሐቅ በዚያ ወራት በከነዓን ምድር ተቀመጠ። እጅግ ሸምግሎ የመቶ ሰማንያ ዓመት ሰው ነበረ፥ ልጁም ዔሳው የያዕቆብ ወንድም በኤዶም ምድር ነበረ፥ እርሱና ልጆቹም በሴይር ልጆች መካከል ርስት ነበራቸው።

2 ኤሳውም የአባቱ ጊዜ ሊሞት እንደ ቀረበ ሰማ፤ ልጆቹና ቤተ ሰዎቹም ወደ ከነዓን ምድር ወደ አባቱ ቤት መጡ፤ ያዕቆብና ልጆቹም በኬብሮን ተቀምጠው ከነበሩበት ስፍራ ወጡ። ሁሉም ወደ አባታቸው ወደ ይስሐቅ መጡ፤ ዔሳውንና ልጆቹንም በድንኳኑ ውስጥ አገኟቸው።

3 ያዕቆብና ልጆቹም በአባቱ በይስሐቅ ፊት ተቀመጡ፤ ያዕቆብም ለልጁ ለዮሴፍ ገና እያለቀሰ ነበር ።

4 ይስሐቅም ያዕቆብን፦ ልጆችህን ወደዚህ አምጣ፥ እኔም እባርካቸዋለሁ። ያዕቆብም አሥራ አንድ ልጆቹን በአባቱ በይስሐቅ ፊት አቀረበ ።

5፤ ይስሐቅም በያዕቆብ ልጆች ሁሉ ላይ እጁን ጫነባቸው፥ ያዛቸውም፥ አቀፋቸውም፥ አንድ በአንድ ሳማቸው፥ ይስሐቅም በዚያ ቀን ባረካቸው፥ እንዲህም አላቸው፡ — የአባቶቻችሁ አምላክ ይባርክህ ዘርህንም በቁጥር እንደ ሰማይ ከዋክብት ያብዛልን ።

6፤ ይስሐቅም ደግሞ የዔሳውን ልጆች፡ — በሚያዩሽ ሁሉ ላይ ለጠላቶቻችሁም ሁሉ አስፈሪና የሚያስደነግጥ እግዚአብሔር ያድርግላችሁ ብሎ ባረካቸው።

7 ይስሐቅም ያዕቆብንና ልጆቹን ጠርቶ ሁሉም መጥተው በይስሐቅ ፊት ተቀመጡ፤ ይስሐቅም ያዕቆብን እንዲህ አለው፡ — የምድር ሁሉ አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ አለኝ፡ — ልጆችህ ቢጠብቁ ይህችን ምድር ርስት አድርጌ ለዘርህ እሰጣታለሁ። ሥርዓቴንና መንገዴን አደርግላቸዋለሁ፥ ለአባትህ ለአብርሃም የማልሁትንም መሐላ አደርግላቸዋለሁ።

8 አሁንም ልጄ ሆይ፥ ልጆችህንና የልጆችህን ልጆች እግዚአብሔርን እንዲፈሩ፥ አምላክህንም እግዚአብሔርን ደስ በሚያሰኝ በመልካም መንገድ እንዲሄዱ አስተምራቸው፤ የእግዚአብሔርን መንገድና ሥርዓቱን ብትጠብቅ እግዚአብሔር ይጠብቃልና። ለአንተ ከአብርሃም ጋር የገባውን ቃል ኪዳን ለአንተና ለዘርህ መልካም ያደርጋል።

9 ይስሐቅም ያዕቆብንና ልጆቹን ማዘዙን በፈጸመ ጊዜ ነፍሱን ሰጠ ሞተም፥ ወደ ወገኖቹም ተከማቸ።

10 ያዕቆብና ዔሳውም በአባታቸው በይስሐቅ ፊት ወድቀው አለቀሱ፤ ይስሐቅም የመቶ ሰማንያ ዓመት ጉልማሳ ነበረ፤ በከነዓን ምድር በኬብሮን ሞተ፤ ልጆቹም ወደ ማቅፌላ ዋሻ ወሰዱት። አብርሃም የመቃብር ቦታ እንዲሆን ከኬጢ ልጆች የገዛውን።

11 የከነዓንም ምድር ነገሥታት ሁሉ ይስሐቅን ሊቀብሩ ከያዕቆብና ከዔሳው ጋር ሄዱ፤ የከነዓንም ነገሥታት ሁሉ በሞተ ጊዜ ለይስሐቅ ታላቅ ክብር አደረጉለት።

12፤ የያዕቆብም፡ ልጆችና፡ የዔሳው፡ ልጆች፡ በባዶ እግራቸው፡ ዘሩ፥ ኪራትአርባቅ፡ እስኪደርሱ፡ ድረስ፡ ያለቅሱ፡ ነበር።

13፤ ያዕቆብና፡ ዔሳውም፡ አባታቸውን፡ ይስሐቅን፡ በኬብሮን፡ በቂርያትአርባቅ፡ ባለችው፡ በመቅጸላ፡ ዋሻ፡ ቀበሯት፤ በነገሥታትም፡ ቀብር ጊዜ፡ በታላቅ ክብር፡ ቀበሩት።

14 ያዕቆብና ልጆቹም ዔሳውም ልጆቹም የከነዓንም ነገሥታት ሁሉ ታላቅና ከባድ ልቅሶ አደረጉ፥ ቀበሩትም፥ ብዙ ቀንም አለቀሱለት።

15 ይስሐቅም በሞተ ጊዜ ከብቶቹንና ንብረቱን ለልጆቹም ያለውን ሁሉ ተወ። ዔሳውም ያዕቆብን።

16 ያዕቆብም በከነዓን ምድር የቀረውን ይስሐቅን ሁሉ ከብቱንና ንብረቱን ወሰደ፥

በዔሳውና በልጆቹም ፊት በሁለት ከፈላቸው፥ ዔሳውንም፡- እነሆ፥ ይህ ሁሉ በፊትህ ነው፥ አንተም ምረጥ አለው። የምትወስደውን ግማሹን ራስህ.

17 ያዕቆብም ኤሳውን እንዲህ አለው፡ — የሰማይና የምድር አምላክ እግዚአብሔር ለአባቶቻችን አብርሃምና ይስሐቅ፡ — ይህችን ምድር ለዘላለም ርስት አድርጌ ለዘርህ እሰጣታለሁ፡ ብዬ የምነግርህን ስማ እለምንሃለሁ። .

18 አሁንም አባታችን የቀረው በፊትህ ነው፥ እነሆም ምድሪቱ ሁሉ በፊትህ ናት። ከእነሱ የምትሻውን ምረጥ።

19 ምድሪቱ ሁሉ ለአንተና ለልጆቻችሁ ለዘላለም ውሰዳት፥ እኔም ይህን ሀብት እወስዳለሁ፥ አንተም ብትወድ፥ ሀብቱ ወደ አንተ ውሰድ፥ እኔም ይህችን ምድር ለእኔና ለልጆቼ ለዘላለም እንድትወርሳት እወስዳታለሁ። .

20፤ የእስማኤልም፡ ልጅ፡ ነባዮት፡ ከልጆቹ፡ ጋራ፡ በአገሩ፡ ነበረ፤ ዔሳውም፡ በዚያ፡ ቀን ፡ ኼዶ፡ አማከረው።

21 ያዕቆብ እንዲህ ተናገረኝ እንዲህም መለሰልኝ፤ አሁንም ምክርሽን ስጪ እኛም እንሰማለን።

22 ናባይትም፡ — ያዕቆብ የነገረህ ነገር ምንድን ነው? እነሆ የከነዓን ልጆች ሁሉ በምድራቸው ተዘልለው ተቀምጠዋል ያዕቆብም ከዘሩ ጋር ለዘላለም እወርሳታለሁ አለ።

23፤ አሁንም ሂድ፥ የአባትህንም ሀብት ሁሉ ውሰድ፥ እንደ ተናገረም ወንድምህን ያዕቆብን በምድር ላይ ተወው።

24 ኤሳውም ተነሥቶ ወደ ያዕቆብ ተመለሰ፥ የእስማኤልም ልጅ ናባይት የሰጠውን ሁሉ አደረገ። ዔሳውም ይስሐቅ የተወውን ሀብት ሁሉ ነፍሳትንና እንስሳትን ከብቱንና ንብረቱን ሀብቱንም ሁሉ ወሰደ። ለወንድሙ ለያዕቆብ ምንም አልሰጠውም; ያዕቆብም የከነዓንን ምድር ሁሉ ከግብፅ ወንዝ ጀምሮ እስከ ኤፍራጥስ ወንዝ ድረስ ወሰደ፤ እርስዋንም ለልጆቹና ከእርሱም በኋላ ለዘሩ ለዘላለም ርስት አድርጎ ወሰዳት።

25 ያዕቆብም በኬብሮን ያለችውን የማክፌላን ዋሻ ከወንድሙ ከዔሳው ወሰደ፤ አብርሃም ለእርሱና ለዘሩ ለዘላለም መቃብር እንዲሆን ከኤፍሮን የገዛትን ዋሻ ወሰደ።

26 ያዕቆብም ይህን ሁሉ በግዢ መጽሐፍ ጻፈ፥ ፈረመም፥ ይህንም ሁሉ ከአራቱ ታማኝ ምስክሮች ጋር መሰከረ።

27 ያዕቆብም በመጽሐፉ የጻፈው ቃል ይህ ነው፤ የከነዓን ምድር የኬጢያውያንም ከተሞች ሁሉ የኤዊያውያንም ኢያቡሳውያንም አሞራውያንም ፌርዛውያንም ጌርጌሳውያንም ከወንዙ ሰባቱ አሕዛብ ሁሉ ከግብፅ እስከ ኤፍራጥስ ወንዝ ድረስ።

28 የኬብሮንንም ከተማ ቂርያትአርባቅ በእርስዋም ያለችው ዋሻ ያዕቆብ ከእርሱ በኋላ ለዘሩ ለዘላለም ርስት እንዲሆን ከወንድሙ ከዔሳው በዋጋ ገዛት።

29 ያዕቆብም የግዢውን መጽሐፍና ፊርማውን ትእዛዙንም ሥርዓትንም የተገለጠውንም መጽሐፍ ወሰደ፥ ብዙ ጊዜም ይኖሩ ዘንድ በሸክላ ዕቃ ውስጥ አኖራቸው፥ በእጁም አሳልፎ ሰጣቸው። ልጆች.

30 ኤሳውም ከወንድሙ ከያዕቆብ ዘንድ አባቱ የተወውን ሁሉ ወሰደ፤ ንብረቱንም ሁሉ ከሰውና ከእንስሳ፣ ከግመልና ከአህያ፣ ከበሬና ከበግ ጠቦት፣ ከብርና ወርቅ፣ ከድንጋዩና ከድሊየም፣ ሀብቱንም ሁሉ ወሰደ። የአብርሃም ልጅ የይስሐቅ ነበረ። ይስሐቅ ከሞተ በኋላ ከተተወው ሁሉ ዔሳው ለራሱ ያልያዘው ምንም አልቀረም።

31፤ ዔሳውም፡ ይህን፡ ኹሉ፡ ወሰደ፥ ርሱና፡ ልጆቹም፡ ከወንድሙ፡ ከያዕቆብና፡ ከልጆቹ፡ ርቀው፡ ወደ፡ ሖራዊ፡ ወደ፡ ሴይር፡ ምድር፡ ኼዱ ።

32 ለዔሳውም በሴይር ልጆች መካከል ርስት ነበረው፤ ዔሳውም ከዚያን ቀን ጀምሮ ወደ ከነዓን ምድር አልተመለሰም።

33፤ የከነዓንም፡ ምድር፡ ኹሉ፡ ለእስራኤል፡ ልጆች፡ የዘላለም፡ ርስት፡ ርስት፡ ኾነች፤ ዔሳውም፡ ከልጆቹ፡ ኹሉ፡ ጋራ፡ የሴይርን፡ ተራራ፡ ወረሰ።

ምዕራፍ 48

1 በዚያም ወራት፣ ይስሐቅ ከሞተ በኋላ፣ እግዚአብሔር አዘዘ በምድርም ሁሉ ላይ ራብ አደረገ።

2፤ በዚያን፡ ጊዜ፡ የግብጽ፡ ንጉሥ፡ ፈርዖን፡ በግብጽ፡ ምድር፡ በዙፋኑ፡ ላይ፡ ተቀመጠ፥ በአልጋውም፡ ላይ፡ ተኛ፡ ሕልም፡ አለመ፥ ፈርዖንም፡ በግብጽ፡ ወንዝ፡ ዳር፡ እንደ፡ ቆመ፡ በሕልሙ፡ አየ።

3 ቆሞም ሳለ አየ፥ እነሆም፥ ሥጋ የለመዱ ሰባት የሰቡ ላሞች ከወንዙ ሲወጡ አየ።

4፤ ሥጋ፡ ከሱና፡ ደካሞች፡ የኾኑ፡ ሰባቱ፡ ላሞችም፡ በኋላቸው፡ ወጡ፤ ሰባቱ፡ ክፉዎች፡ መልከ፡ መልካም
የሆኑትን፡ ዋጧቸው፥ መልክአቸውም፡ እንደ፡ ቀድሞው፡ ነበረ።

5 ነቅቶም አንቀላፋ ሁለተኛም ሕልምን አየ፥ እነሆም፥ ሰባት የእህል እሸቶች በአንድ ግንድ ላይ ወጡ፥ ደረጃውም ያማረም፥ በምሥራቅም ነፋስ የተነኮሱ ሰባት የከሱት እሸቶች በኋላቸው ወጡ። ፈርዖንም ከሕልሙ ነቃ።

6 በማለዳም ንጉሡ ሕልሙን አሰበ፥ ስለ ሕልሙም መንፈሱ ታወከ፤ ንጉሡም ፈጥኖ ልኮ የግብፅን አስማተኞች ሁሉ ጠቢባንንም አስጠራ፥ መጥተውም በፈርዖን ፊት ቆሙ። .

7 ንጉሡም እንዲህ አላቸው። ሕልሞችህን ለባሪያዎችህ ንገረን እንስማቸውም አሉት።

8 ንጉሡም ሕልሙን ነገራቸው፥ ሁሉም መለሱ በአንድ ድምፅ ንጉሡን። የሕልሞችህም ፍቺ ይህ ነው።

9 ያየሃቸው ሰባቱ ጥሩ ላሞች በኋለኛው ዘመን የሚወለዱልህን ሰባት ሴቶች ልጆች ያመለክታሉ፥ ከእነርሱም በኋላ ወጥተው የዋጣቸው ሰባቱ ላሞች የሚወለዱ ሴቶች ልጆች ምልክት ናቸው። ከአንተ የተወለዱ ሁሉ በንጉሥ ዘመን ይሞታሉ።

10 በአንድ ግንድ ላይ ሲወጡ ሰባት የሙሉ የእሸት እሸት በሁለተኛው ሕልም ያየኸው

ፍቺው ይህ ነው፤ በኋለኛው ዘመን በግብፅ አገር ያሉትን ሰባት ከተሞች ለራስህ ትሠራለህ። በዓይንህ ባየሃቸው ጊዜ ከሰባቱ የፈረሱት የእህል እሸቶች በኋላቸው ሲበቅልና ሲውጣቸው ያየሃት ነገር የምትሠራቸው ከተሞች ሁሉ በኋለኛው ዘመን እንደሚፈርሱ ምልክት ነው። የንጉሱን የህይወት ዘመን .

11 ይህንም ቃል በተናገሩ ጊዜ ንጉሡ ወደ ቃላቸው ጆሮውን አላዘነበለምም ልቡንም አላደረባቸውም፤ ንጉሡ በጥበቡ የሕልሞቹን ትክክለኛ ፍቺ እንዳልሰጡ ያውቅ ነበርና። በንጉሡም ፊት ንግግራቸውን በፈጸሙ ጊዜ ንጉሡ። ይህ የነገራችሁኝ ነገር ምንድን ነው? ውሸትን ተናግረሃል። አሁንም እንዳትሞቱ የሕልሜን ፍቺ ስጥ።

12፤ ንጉሡም፡ ከዚህ፡ በኋላ፡ አዘዘ፡ ልኮ፡ ደግሞ፡ ሌሎች፡ ሰብዐና፡ ሰዎች፡ ጠራ፥ መጥተውም፡ በንጉሡ፡ ፊት፡ ቆሙ፥ ንጉሡም፡ ሕልሙን፡ ነገራቸው፥ ኹሉም እንደ ፊተኛው ትርጓሜ መለሱለት። ንጉሱም ተናደደ እጅግም ተቆጣ ንጉሱም እንዲህ አላቸው።

13 ንጉሡም በግብፅ አገር ሁሉ እንዲህ የሚል አዋጅ ይነገር ዘንድ አዘዘ፡ — ንጉሡና ታላላቆቹ ሕልምን የሚያውቅና የሚያስተውል ጠቢብ የሆነ ሁሉ ዛሬ በፊት አይመጣም የሚል አዋጅ ተነግሮ ነበር። ንጉሱ ይሞታል.

14 የሕልሙንም ፍቺ ለንጉሡ የሚናገር ሰው ከንጉሡ የሚፈልገውን ሁሉ ይሰጠውለታል። በግብፅም ምድር ያሉ ጠቢባን ሁሉ በግብፅና በጌሤምም በራምሴም በታክፋንክስ በዞዓርም በግብፅ አገር ባሉ ስፍራዎች ሁሉ አስማተኞችና አስማተኞች ሁሉ ወደ ንጉሡ ፊት ቀረቡ። ሁሉም በንጉሡ ፊት ቆሙ።

15፤ መኳንንቱና፡ አለቃዎቹ፡ የንጉሡም፡ አገልጋዮች፡ ከግብጽ፡ ከተማዎች፡ ኹሉ፡ ተሰበሰቡ፥ ኹሉም፡ በንጉሡ፡ ፊት፡ ተቀመጡ፡ ንጉሡም ፡ ሕልሙን፡ ጠቢባንና፡ አለቆቹ፡ በአለቆቹም ፊት፡ ተናገረ። በንጉሡ ፊት የተቀመጡት ሁሉ ባዩት ራእዩ ተገረሙ።

16፤ በንጉሡም ፊት የነበሩት ጠቢባን ሁሉ ስለ ሕልሙ እጅግ ተከፋፈሉ። ሰባቱ ጥሩ ላሞች ከንጉሥ ዘር በግብፅ ላይ የሚነሱ ሰባት ነገሥታት ናቸው ብለው ለንጉሡ ተረጎሙት።

17 ሰባቱ ክፉ ላሞች ሰባት አለቆች ናቸው፥ በኋለኛው ዘመን ተነሥተው ያጠፏቸዋል፤ ሰባቱም የእህል እሸት በጌታችን በንጉሥ ጦርነቶች በጠላቶቻቸው በሰባት ኃያላን አለቆች እጅ የሚወድቁ የግብፅ ሰባቱ ታላላቅ አለቆች ናቸው።

18 ከእነርሱም አንዳንዶቹ ለንጉሡ እንዲህ ብለው ተርጉመውታል፡ — ሰባቱ ጥሩ ላሞች የጸኑ ከተሞች የግብፅ ከተሞች ናቸው፥ ሰባቱም ክፉ ላሞች በከነዓን ምድር ያሉ ሰባት አሕዛብ ናቸው፥ በግብፅም ሰባት ከተሞች ላይ ይወድቃሉ ብለው ነገሩት። በመጨረሻዎቹ ቀናት ውስጥ እና እነሱን አጥፋቸው.

19 በሁለተኛውም ሕልም ያየኸው፣ ስለ ሰባት ጥሩና ክፉ እሸት፣ የግብፅ መንግሥት እንደ መጀመሪያው ወደ ዘርህ እንደሚመለስ ምልክት ነው።

20፤ በመንግሥቱም፡ የግብጽ፡ ከተማዎች፡ ሰዎች፡ ከበዙ፡ ከነዓን፡ ሰባት፡ ከተማዎች፡ ላይ ፡ ይመታሉ፥ ያጠፋችኋቸዋልም፤ የግብጽም፡ መንግሥት፡ ወደ፡ ዘርኽ፡ ይመለሳል።

21 ከእነርሱም አንዳንዶቹ ንጉሡን። የሕልምህ ፍቺ ይህ ነው፤ ሰባቱ ጥሩ ላሞች ሰባት ንግሥቶች ናቸው፥ በኋለኛው ዘመን ታገባኛለህ፤ ሰባቱ ክፉ ላሞች ደግሞ እነዚያ ሴቶች ሁሉ በንጉሡ ዕድሜ እንደሚሞቱ ያመለክታሉ።

22 በሁለተኛውም ሕልም ያየሃቸው ሰባቱ መልካምና ክፉ እሸቶች አሥራ አራት ልጆች ናቸው፥ በኋለኛውም ዘመን ተነሥተው እርስ በርሳቸው ይዋጋሉ፥ ሰባቱም ሰባቱን ሰባቱን ይመታሉ። የበለጠ ኃይለኛ.

23 ከእነርሱም አንዳንዶቹ ይህን ቃል ለንጉሡ እንዲህ አሉት፡ — ሰባቱ ጥሩ ላሞች ሰባት ልጆች ይወለዱልሃል፥ ከልጆችህም ልጆች መካከል ሰባትን በኋለኛው ዘመን ይገድላሉ። በሁለተኛውም ሕልም ያየሃቸው ሰባቱ የመልካሞቹን የእህል እሸቶች ሌሎች ሰባት ኃያላን አለቆች የሚዋጉባቸውና የሚያጠፉአቸው በኋለኛው ዘመን ያጠፋቸዋል፥ የልጆችሽንም ጉዳይ ይበቀላሉ፥ መንግሥትም ወደ አንተ ይመለሳል። ዘር.

24 ንጉሡም የግብፅን ጠቢባን ቃል ሁሉ የሕልሙንም ፍች ሰማ፤ ከእነርሱም አንድ ስንኳ ንጉሡን ደስ አላሰኘም።

25 ንጉሱም በእነዚህ ቃሎች ሁሉ በትክክል እንዳልተናገሩ በጥበቡ አወቀ፤ ይህ ከእግዚአብሔር የግብፅ ጠቢባን ቃል ለማፍረስ ነውና ዮሴፍ ከእስር ቤት ይወጣ ዘንድ። በግብፅም ታላቅ ይሆን ዘንድ።

26 ንጉሡም ከግብፅ ጠቢባንና አስማተኞች ሁሉ አንድ ስንኳ በትክክል እንዳልናገረው አየ፥ የንጉሡም ቍጣ ነደደ፥ ቍጣውም በእርሱ ውስጥ ነደደ።

27 ንጉሡም ጠቢባንና አስማተኞች ሁሉ ከፊቱ እንዲወጡ አዘዘ፤ ሁሉም በኀፍረትና በውርደት ከንጉሡ ፊት ወጡ።

28 ንጉሡም በግብፅ ያሉትን አስማተኞች ሁሉ ይገድሉ ዘንድ አዋጅ ይነገር ዘንድ አዘዘ፥ ከእነርሱም አንድ ስንኳ በሕይወት እንዳይኖር አዋጅ ተናገረ።

29፤ የንጉሡም፡ ዘበኞቹ፡ አለቃዎች፡ ተነሡ፥ እያንዳንዱም፡ ሰይፉን፡ መዘዘ፥ የግብፅን፡ አስማተኞችና፡ ጠቢባን፡ መታ።

30 ከዚህም በኋላ የንጉሡ የጠጅ አሳላፊዎች አለቃ ሜሮድ መጥቶ በንጉሡ ፊት ሰገደ በፊቱም ተቀመጠ።

31 ጠጅ አሳላፊውም ንጉሡን ፡- ንጉሡ ለዘላለም ይኑር፥ መንግሥቱም በምድር ላይ ይከበር፡ አለው።

32፤ በዚያን
ጊዜ፡ ከሁለት፡ ዓመት፡ በኋላ፡ በባሪያኽ፡ ላይ፡ ተቈጥተኽ፡ በቤት፡ አስቀመጥኽኝም፥ እኔና፡ የእንጀራ
ጋጋሪዎቹ፡ አለቃ፡ ቤት፡ ውስጥ፡ ውስጥ፡ ነበርኹ።

33 ከእኛም ጋር የዘበኞቹ አለቃ የሆነ ዕብራዊ አገልጋይ ነበረ፤ ስሙም ዮሴፍ ነው፤ ጌታው

ተቆጥቶበት በግዞት ቤት አስቀምጦት ነበር፤ በዚያም ይረዳናል።

34 ከተወሰነ ጊዜም በኋላ በእስር ቤት ሳለን እኔና የእንጀራ ጋጋሪዎቹ አለቃ በአንድ ሌሊት ሕልምን አየን፤ እኛ እያንዳንዳችን እንደ ሕልሙ ትርጓሜ አልመንም።

35፤ በማለዳም፡ መጥተን፡ ለዚያ፡ ባሪያ፡ ነገርነው፤ ርሱም፡ ሕልማችንን፡ ለእኛ፡ ለእያንዳንዱ፡ እንደ፡ ሕልሙ፡ በትክክል፡ ተረጐመ።

36 እንደ ተረጎመልን ክስተቱ እንዲሁ ሆነ ። ከቃሉ አንድም መሬት ላይ አልወደቀም።

37 አሁንም ጌታዬና ንጉሥ የግብፅን ሕዝብ በከንቱ አትግደላቸው። እነሆ ያ ባሪያ አሁንም በጠባቂው አለቃ ጌታው በቤቱ ውስጥ ታስሮአል።

38 ንጉሥ ደስ ካሰኘው ወደ ፊትህ ይመጣ ዘንድ ወደ እርሱ ይላክ አንተም ያየሁትን ሕልም ትክክለኛ ፍቺ ያሳውቅሃል።

39 ንጉሥም የጠጅ አሳላፊዎቹን አለቃ ቃል ሰማ፥ ንጉሥም የግብፅ ጠቢባን እንዳይገደሉ አዘዘ።

40 ንጉሥም ባሪያዎቹን ዮሴፍን ወደ እርሱ እንዲያቀርቡት አዘዛቸው፤ ንጉሥም።

41 የንጉሥም ባሪያዎች ወደ ዮሴፍ ሄዱ፥ ፈጥነውም ከጉድጓዱ አወጡት፥ የንጉሥም ባሪያዎች ተላጨው፥ የእስር ቤቱንም ልብሱን ለውጦ ወደ ንጉሡ ፊት ቀረበ።

42 ንጉሥም በመኳንንት ልብስ ለብሶ የወርቅ ኤፉድ በታጠቀው፥ በላዩም ላይ ያለው ጥሩ ወርቅ የሚያብለጨልጭ ወርቅ፥ ሩቢው፥ መረግድም፥ በላዩም የነበሩት የከበሩ ድንጋዮች ሁሉ በዙፋኑ ላይ ተቀምጦ ነበር። የንጉሱም ራስ ዓይኖቹን ደነቆረ ዮሴፍም በንጉሱ ላይ እጅግ ተደነቀ።

43፤ ንጉሥም የተቀመጠበት ዙፋን በወርቅና በብር፥ በኦንክስም ድንጋይ ተሸፍኖ ነበር፥ ሰባ ደረጃም ነበረው።

44 በግብፅም አገር ሁሉ ልማዳቸው ነበረ፤ ለንጉሥም ሊናገር የሚመጣ ሰው ሁሉ አለቃ ቢሆን ወይም በንጉሡ ፊት ትልቅ ዋጋ ያለው፥ እስከ ንጉሡም ዙፋን ድረስ ይወጣ ነበር። ሠላሳ አንደኛው እርምጃ ንጉሡም ወደ ሠላሳ ስድስተኛው ደረጃ ወርዶ ከእርሱ ጋር ይነጋገር ነበር።

45 ከተራው ሕዝብ አንዱ ከሆነ ወደ ሦስተኛው ደረጃ ወጣ ንጉሡም ወደ አራተኛው ወርዶ ያናግረው ነበር፤ ልማዳቸውም እንዲሁ በሰባ ቋንቋዎች ሁሉ የሚናገር ሰው ነበረ። ሰባውን ደረጃ ወጣ፥ ወጥቶም ንጉሡ እስኪደርስ ድረስ ተናገረ።

46 ሰባውንም መጨረስ ያልቻለው ሁሉ፥ ይናገርባቸው ዘንድ በሚያውቀው ቋንቋዎች መጠን ወጣ።

47 በዚያም ዘመን በግብፅ ዘንድ ልማድ ነበረ፤ ነገር ግን በሰባ ቋንቋዎች የሚናገር ማንም ሰው አይነግሥባቸውም።

48፤ ዮሴፍም፡ ወደ፡ ንጉሡ፡ ፊት፡ በመጣ፡ ጊዜ፡ በንጉሡ፡ ፊት፡ ወደ፡ ምድር፡ ሰገደ፥ ወደ፡ ሦስተኛውም፡ ደረጃ፡ ዐረገ፥ ንጉሡም፡ በአራተኛው፡ እርከን፡ ላይ፡ ተቀመጠ፥ ዮሴፍን፡ አናገረው።

49 ንጉሥም ዮሴፍን፡- ሕልምን አይቻለሁ፥ በትክክል የሚተረጉምም አልነበረም፤ ዛሬም የግብፅ አስማተኞችና ጠቢባን ጠቢባን ወደ ፊት ይመጡ ዘንድ አዝዣለሁ፥ ሕልሜንም ተናገርሁ። ለእነርሱ, እና ማንም በትክክል አልተረጎመኝም.

50፤ ከዚህም፡ በኋላ፡ አንተ፡ ጠቢብ፡ ሰው፡ እንደ፡ ኾንኽ፥ የምትሰማውን፡ ሕልም፡ ኹሉ፡ በፍጹም፡ እንደ፡ ምትፈታ፡ ስለ፡ አንተ፡ ዛሬ፡ ሰማኹ።

51 ዮሴፍም ለፈርዖን መለሰ። ፍቺው የአላህ ነውና። ፈርዖንም ሕልሙን ለዮሴፍ የላሞችን ሕልምና የእህል እሸትን ሕልም ነገረው፤ ንጉሥም መናገሩን ተወ።

52 ዮሴፍም የእግዚአብሔርን መንፈስ በንጉሡ ፊት ለብሶ ከዚያን ቀን ጀምሮ በንጉሡ ላይ የሚሆነውን ሁሉ አወቀ፤ የንጉሡንም ሕልም ትክክለኛ ፍቺ አወቀ፥ በንጉሡም ፊት ተናገረ።

53 ዮሴፍም በንጉሡ ፊት ሞገስን አገኘ፤ ንጉሡም ጆሮውንና ልቡን አዘነበለ፥ የዮሴፍንም ቃል ሁሉ ሰማ። ዮሴፍም ንጉሡን እንዲህ አለው፡ — ሕልም አንድ ብቻ ነውና እግዚአብሔር በምድር ሁሉ ላይ ያደርግ ዘንድ የመረጠው በሕልሙ ለንጉሡ ስላሳየው እነዚህ ሁለት ሕልሞች ናቸው ብለህ አታስብ፤ ፍቺውም ይህ ነው። ስለ ሕልምህ :

54 ሰባቱ መልካካሞች ላሞችና እሸቶች ሰባት ዓመታት ናቸው፥ ሰባቱም ክፉዎቹ ላሞችና እሸቶች ሰባት ዓመታት ናቸው። አንድ ህልም ነው።

55 እነሆ፥ የሚመጡት ሰባት ዓመታት በምድር ላይ እጅግ ብዙ ጥጋብ ይሆናል፥ ከዚያም በኋላ ሰባቱ የራብ ዓመታት ጽኑ ራብ ይሆናሉ። ጥጋብም ሁሉ ከምድር ይረሳል፥ ራብም በምድር የሚኖሩትን ይበላል።

56 ንጉሥም አንድ ሕልምን አለመ፥ ሕልሙም ለፈርዖን ደገመው፥ ነገሩ በእግዚአብሔር የተጸና ነውና፥ እግዚአብሔርም በቅርቡ ይፈጸማል።

57 አሁንም እመክርሃለሁ ነፍስህንና በምድር የሚኖሩትን ነፍስ ከራብ ክፋት አድንሃለሁ፤ በመንግሥትህ ሁሉ እጅግ ልባም ጥበበኛም የመንግሥትንም ሥራ ሁሉ የሚያውቅ ሰው ትፈልገዋለህ። በግብፅም ምድር ላይ አለቃ አድርጎ ሾመው።

58 በግብፅ ላይ የምትሾመውም ሰው በበታቹ ሹማምንትን ይሹመው፥ የሚመጣውንም የመልካሙን ዓመት እህል ሁሉ ይሰብስቡ፥ እህልንም ያከማቹ፥ ወደ ጐተራህም ያኑሩት።

59 ለአንተና ለሕዝብህም ለምድርህም ሁሉ ይገኝ ዘንድ፥ አንተና ምድርህ በራብ እንዳትጠፉ ያን ምግብ ለሰባቱ የረሃብ ዓመታት ያቆዩት።

60፤ በምድሪቱ፡ ላይ፡ የሚኖሩ፡ ኹሉ፡ እያንዳንዱ፡ የእርሻውን፡ ፍሬ፡ የእርሻውን፡ ፍሬ፡ የምግብ፡ ኹሉ፡ በመልካሞቹ፡ ሰባት፡ ዓመታት፡ እንዲሰበስብ፡ እንዲያገኝም፡ በዕቃው፡ ያስቀምጥ፡ ይዘዝ። ለእነርሱ በራብ ዘመን በእርሱም ይኖሩ ዘንድ።

61 ይህ የህልምህ ትክክለኛ ፍቺ ነው፣ እናም ነፍስህን እና የተገዥዎችህን ነፍሳት ሁሉ ለማዳን የተሰጠ ምክር ይህ ነው።
62 ንጉሡም መለሰ ዮሴፍን። ቃልህ ትክክል እንደ ሆነ ማን የሚናገር ማን ያውቃል? ንጉሱንም፦ ቃሌ ሁሉ እውነት እንደ ሆኑ ምክሬም ለአንተ መልካም እንደ ሆነች ይህ ምልክት ይሆንልሃል አለው።
63 እነሆ ሚስትህ ዛሬ በመውለጃ ወንበር ላይ ተቀምጣለች፥ ወንድ ልጅም ትወልድልሃለች፥ ከእርሱም ጋር ደስ ትላለህ። ልጅህ ከእናቱ ማኅፀን በወጣ ጊዜ ከሁለት ዓመት በፊት የተወለደው በኵር ልጅህ ይሞታል፥ አንተም ዛሬ በሚወለድልህ ሕፃን ትጽናናለህ።
64 ዮሴፍም ይህን ቃል ለንጉሡ ተናግሮ ፈጸመ፥ ለንጉሡም ሰገደ፥ ወጣም፥ ዮሴፍም ከንጉሡ ፊት በወጣ ጊዜ ዮሴፍ ለንጉሡ የተናገረው ምልክት በዚያ ቀን ሆነ።
65፤ በዚያም፡ ቀን፡ ንግሥቲቱ፡ ወንድ፡ ልጅን፡ ወለደች፥ ንጉሡም፡ የልጁን፡ ምሥራች፡ ሰማ፥ ደስ፡ አለው፥ ዘጋቢውም፡ ከንጉሡ፡ ፊት፡ በወጣ፡ ጊዜ፡ የንጉሡ፡ ሎሌዎች፡ የንጉሡ፡ በኵር፡ ልጅ፡ ሞቶ፡ አገኙት። መሬት ላይ.
66 በንጉሡም ቤት ታላቅ ልቅሶና ጩኸት ሆነ፤ ንጉሡም ሰምቶ። የበኩር ልጁም እንደሞተ ለንጉሡ ነገሩት። ንጉሡም ዮሴፍ የተናገረው ነገር ሁሉ ትክክል እንደ ሆነ አወቀ፤ ዮሴፍም እንደ ተናገረው በዚያ ቀን ከተወለደለት ሕፃን የተነሣ ንጉሡ ስለ ልጁ ተጽናና።

ምዕራፍ 49

1 ከዚህም በኋላ ንጉሡ ልኮ አለቆቹንና ባሪያዎቹን ሁሉ የንጉሡንም አለቆችና መኳንንት ሁሉ ሰበሰበ፥ ሁሉም ወደ ንጉሡ ፊት መጡ።
2 ንጉሡም እንዲህ አላቸው።
3 ሕልሙን በትክክል እንደ ተረጎመ ታውቃላችሁ፤ በእርግጥም ይሆናል፤ አሁንም ተማከሩ፥ የምታደርጉትንም ምድርም ከራብ እንዴት እንደምትድን እወቁ።
4 አሁንም ፈልጉ፥ በልቡም ጥበብና እውቀት ያለ እንደ ሆነ እይ፥ በምድርም ላይ አደርገዋለሁ።
5 ምድሪቱን ከራብ ያድናት ዘንድ ዕብራዊው ሰው ስለዚህ መከረን ሰምታችኋልና፤ ምድሪቱም ከራብ እንደማይድን አውቃለሁ፤ በሚመክረኝ በዕብራዊው ሰው ምክር።
6 ሁሉም ለንጉሡ። አሁንም፥ ጌታችንና ንጉሣችን፥ እነሆ፥ ምድር ሁሉ በእጅህ ናት፥ በፊትህ ደስ የሚያሰኘውን አድርግ።
7 የመረጥከው፥ ጥበበኛና በጥበቡ ምድሪቱን ለማዳን የሚችል እንደ ሆነ በጥበብህ የምታውቀው እርሱን ንጉሡ በምድር ላይ ይሾመው።
8 ንጉሡም አለቆቹን ሁሉ፡ — እግዚአብሔር ለዕብራዊው ሰው የተናገረውን ሁሉ ከገለጠለት ጊዜ ጀምሮ በምድር ሁሉ ላይ እንደ እርሱ ያለ አስተዋይና ጠቢብ እንደሌለ አስብ ነበር፤ በአንተ ፊት መልካም መስሎ እንደ ሆነ በምድር ላይ አደርገዋለሁ፤ በጥበቡ ምድሪቱን ያድናታልና።
9 አለቆቹም ሁሉ ለንጉሡ መለሱለት፡ — ነገር ግን በግብፅ ላይ ማንም አይነግሥም ከንጉሥም በኋላ ሁለተኛ እንዳይሆን በእውነት በግብፅ ሕግ ተጽፎአልና ተጽፎም አይገባም። በሁሉም የሰውልጆች ቋንቋ።
10፤ እንግዲህ፡ ጌታችንና፡ ንጉሣችን፡ እንሆ፡ ይህ፡ ዕብራዊ፡ የዕብራይስጥ፡ ቋንቋ፡ ይቻላል፡ እንግዲህ፡ እንዴት፡ በእኛ፡ ላይ፡ በእኛ፡ ላይ፡ ሁለተኛ፡ ይኾናል፤ ቋንቋችንን እንኳ የማያውቅ፡ ሰው፡ ይኾናል?
11፤ እንግዲህ፡ ወደ፡ እርሱ፡ ላከ፡ ወደ፡ ፊትኽም፡ ይምጣ፡ በነገር፡ ኹሉ፡ ፈትነው፡ እንዲኾንም፡ እንዲኾን፡ አድርግ።
12 ንጉሡም። ነገ ይደረጋል፥ የተናገርከውም መልካም ነው፤ በዚያም ቀን አለቆች ሁሉ ወደ ንጉሡ ፊት መጡ።
13 በዚያችም ሌሊት እግዚአብሔር ከአገልጋዮቹ አንዱን ላከ፣ ወደ ግብፅም ምድር ወደ ዮሴፍ መጣ፣ የጌታም መልአክ በዮሴፍ ላይ ቆመ፣ እነሆም ዮሴፍ በጌታው ቤት በሌሊት በአልጋ ላይ ተኝቶ ነበር። ጌታው በሚስቱ ምክንያት ወደ እሥር ቤት ያስገባው ነበርና።
14 መልአኩም ከእንቅልፉ አስነሣው፤ ዮሴፍም ተነሥቶ በእግሩ ቆመ፤ እነሆም የእግዚአብሔር መልአክ በፊቱ ቆሞ ነበር፤ የእግዚአብሔርም መልአክ ከዮሴፍ ጋር ተናገረ፥ በዚያም ሌሊት የሰውን ቋንቋ ሁሉ አስተማረው፥ ስሙንም ኢዮሴፍ ብሎ ጠራው።
15 የእግዚአብሔርም መልአክ ከእርሱ ዘንድ ሄደ ዮሴፍም ተመልሶ በአልጋው ላይ ተኛ ዮሴፍም ባየው ራእይ ተደነቀ።
16 በማለዳም ንጉሡ አለቆቹንና ሎሌዎቹን ሁሉ ላከ፤ ሁሉም መጥተው በንጉሡ ፊት ተቀመጡ፤ ንጉሡም ዮሴፍን እንዲያመጡት አዘዘ የንጉሡም ባሪያዎች ሄደው ዮሴፍን ወደ ፈርዖን አመጡት።
17 ንጉሡም ወጥቶ ወደ ዙፋኑ ደረጃ ወጣ፤ ዮሴፍም ንጉሡን በየቋንቋው ተናገረ፤ ዮሴፍም ወደ እርሱ ወጥቶ ንጉሡን በሰባኛው ደረጃ እስኪደርስ ድረስ ንጉሡን ተናገረው፥ በፊቱም ተቀመጠ። ንጉሱ።
18 ንጉሡም ስለ ዮሴፍ እጅግ ደስ አለው፤ የንጉሡም አለቆች ሁሉ የዮሴፍን ቃል ሁሉ በሰሙ ጊዜ ከንጉሡ ጋር እጅግ ደስ አላቸው።
19 ዮሴፍም በግብፅ ምድር ሁሉ ላይ ከንጉሥ ቀጥሎ ይሾመው ዘንድ ነገሩ በንጉሡና በአለቆቹ ፊት መልካም ሆነ፤ ንጉሡም ዮሴፍን እንዲህ ብሎ ተናገረው።
20 አሁንም ምድሪቱን ከራብ ያድን ዘንድ በጥበቡ በግብፅ ምድር ላይ ጠቢብ ሰው እንድሾም መከርኸኝ። አሁንም እግዚአብሔር ይህን ሁሉ ለአንተም፥ የተናገርኸውንም ቃል ሁሉ ስላሳየህ እንደ አንተ ያለ አስተዋይና ጥበበኛ ሰው በምድር ላይ የለም።
21፤ ስምኽ፡ ከእንግዲህ፡ ወዲያ፡ ዮሴፍ፡ አይባልም፤ ስምኽ፡ ጻፍናትጰዓኔ፡ ይባል። ከእኔ ሁለተኛ ትሆናለህ፣ እናም እንደ ቃልህ የመንግሥቴ ሥራ ሁሉ ይሆናል፣ እናም በቃልህ ሕዝቤ ይወጣል እና ይገባል
22፤ ባሪያዎቼና ሹማምቶቼም በየወሩ የሚሰጣቸውን ደመወዝ ከእጅህ በታች

ይወስዳሉ፥ የምድርም ሕዝብ ሁሉ ለአንተ ይሰግዳሉ። በዙፋኔ ብቻ ከአንተ እበልጣለሁ።

23 ንጉሡም ቀለበቱን ከእጁ አውልቆ በዮሴፍ እጅ ላይ አደረገው፤ ንጉሡም ዮሴፍን የመኳንንት ልብስ አለበሰው፥ በራሱም ላይ የወርቅ አክሊል አደረገለት፥ የወርቅ ሰንሰለትምበአንገቱ ላይ አደረገ።

24፤ ንጉሡም፡ ባሪያዎቹን፡ አዘዘ፥ በንጉሡም ፡ ሠረገላ፡ ፊት፡ በሚመለከተው፡ በሁለተኛው ፡ ሠረገላ፡ ላይ፡ አስቀመጡት፤ ከንጉሡም፡ ፈረሶች፡ በታላቅና ፡ በጸና፡ ፈረስ፡ ላይ፡ አስቀመጠው። በግብፅ ምድር ኅዳናዎች ተካሄደ።

25 ንጉሡም በከበሮና በበገና ዕቃ የሚዘምሩትም ሁሉ ከዮሴፍ ጋር እንዲወጡ አዘዘ። አንድ ሺህ ከበሮ፥ አንድ ሺህም ሜኮሎት፥ አንድ ሺህ ምናባሊም ተከተሉት።

26 አምስት ሺህም የተመዘዘም ሰይፍ በእጃቸው የሚያብረቀርቅ ሰዎች ነበሩ፥ በዮሴፍም ፊት ዘምተው እየተጫወቱ ሄዱ፥ በወርቅም መታጠቂያ የለበሱ ከንጉሡ ታላላቅ ሰዎች ሀያ ሺህ ሰዎች በዮሴፍ ቀኝ ሄዱ። በግራውም ሀያ ሺህ ሴቶችና ገረዶች ሁሉ በሰገነቱ ላይ ወጡ ወይም በኅዳና ላይ ቆመው በዮሴፍ እየተጫወቱና እየተደሰቱ የዮሴፍን መልክና ውበቱን ተመለከቱ።

27 የንጉሡም ሕዝብ በፊቱና በኋላው ይሄዱ ነበር፥ መንገዱንም በዕጣንና በካስያ፥ በጥሩ ሽቱም ሁሉ ሽቱ፥ ከርቤና እሬትም በመንገድ ላይ በተኑ፥ ሀያም ሰዎች ይህን ቃል በፊቱ በምድር ሁሉ አወሩ። ከፍተኛ ድምፅ ;

28 ንጉሡ ሁለተኛ ይሆነው ዘንድ የመረጠውን ይህን ሰው ታያለህን? የመንግሥት ጉዳዮች ሁሉ በእርሱ ቁጥጥር ሥር ይሆናሉ፤ ትእዛዙንም የሚተላለፍ ወይም በፊቱ በምድር ላይ የማይሰግድ በንጉሡና በሁለተኛው ላይ ስላመፀ ይሞታል።

29 ሰባኪዎቹም መስበካቸውን ካቆሙ በኋላ የግብፅ ሕዝብ ሁሉ በዮሴፍ ፊት በምድር ላይ ሰገዱና። የግብፅም ሰዎች ሁሉ በመንገድ ላይ ሰገዱ፥ ሰባኪዎችም ወደ እነርሱ በቀረቡ ጊዜ ሰገዱ፥ በዮሴፍም ፊት ከከበሮና ከመኮል ከናባልም ሁሉ ጋር ደስ አላቸው።

30 ዮሴፍም በፈረሱ ላይ ተቀምጦ ዓይኑን ወደ ሰማይ አነሣና ጮኸ፡ — ችግረኛውን ከምድር ያስነሣል፥ ችግረኛውንም ከጉድፍ ያነሣል። የሠራዊት ጌታ ሆይ በአንተ የሚታመን ሰው ምስጉን ነው።

31 ዮሴፍም ከፈርዖን አገልጋዮችና ሎሌዎች ጋር በግብፅ ምድር አለፉ፤ የግብፅንም ምድር ሁሉ የንጉሡንም ሀብት ሁሉ አሳዩት።

32 ዮሴፍም ተመልሶ በዚያ ቀን ወደ ፈርዖን ፊት መጣ ንጉሡም በግብፅ ምድር እርሻና ወይን ርስት ለዮሴፍ ሰጠው ንጉሡም ሦስት ሺህ መክሊት ብርና አንድ ሺህ መክሊት ወርቅ ለዮሴፍ ሰጠው። , እና ኦኒክስ ድንጋዮች, ብዴሊየምእና ብዙ ስጦታዎች.

33 በማግሥቱም ንጉሡ የግብፅን ሕዝብ ሁሉ ለዮሴፍ መባንና መባን ያመጡ ዘንድ አዘዘ፥ የንጉሡንም ትእዛዝ የሚተላለፍ ይሞት ዘንድ አዘዘ። በከተማይቱም አደባባይ ላይ የኮረብታ መስገጃ ሠሩ፥ በዚያም ልብስ ዘረጉ፥ ወደ ዮሴፍም የሚያመጣ ሁሉ በኮረብታውመስገጃ ላይ አኖረው።

34 የግብፅም ሰዎች ሁሉ በኮረብታው መስገጃ ላይ አንድ ነገር ጣሉ፤ አንዱን የወርቅ ቀለበት፥ ሁለተኛውንም ቀለበትና የጆሮ ጌጥ፥ የወርቅና የብር ዕቃም ልዩ ልዩ የወርቅና የብር ዕቃዎችን፥ የመረግድን ድንጋይና ብዴሊየምንም በመጋዘኑ ላይ ጣለ። ከፍ ያለ ቦታ;ሁሉምከያዙት ነገር ሰጡ።

35 ዮሴፍም ይህን ሁሉ ወስዶ በቤተ መዛግብቱ ውስጥ አኖራቸው፤ የንጉሡም አለቆችና መኳንንት ሁሉ ዮሴፍን ከፍ ከፍ አደረጉት፥ ንጉሡም ሁለተኛ ይሆነው ዘንድ መርጦታልና ብዙ ስጦታ ሰጡት።

36 ንጉሡም ወደ ኦን ካህን ወደ አኪራም ልጅ ወደ ጶጢፌራ ላከ፥ ታናሹንም ሴት ልጁን ኦስናትን ወስዶ ለዮሴፍ አጋባት።

37 ብላቴናይቱም እጅግ የተዋበች፥ ሰውም የማያውቃት ድንግል ነበረች፤ ዮሴፍም አገባት። ንጉሡም ዮሴፍን፡- እኔ ፈርዖን ነኝ፥ ከአንተም በቀር ማንም እጁንና እግሩን ሊያነሣ የሚደፍር የለም በግብፅ ምድር ሁሉ ሕዝቤን ይቆጣጠር ዘንድ አይደፍርምአለው።

38 ዮሴፍም በፈርዖን ፊት በቆመ ጊዜ የሠላሳ ዓመት ጉልማሳ ነበረ፤ ዮሴፍም ከንጉሡ ፊት ወጣ፥ በግብፅም የንጉሥ ሁለተኛይቱ ሆነ።

39 ንጉሡም ለዮሴፍ በቤቱ ያገለግሉት ዘንድ መቶ አገልጋዮችን ሰጠው፤ ዮሴፍም ልኮ ብዙ አገልጋዮችን ገዛ፥ በዮሴፍም ቤት ተቀመጡ።

40፤ ዮሴፍም፡ በንጉሡ፡ ቤት፡ አደባባይ፡ ፊት ፡ ለራሱ፡ ለነገሥታት፡ ቤት፡ የሚመስል፡ እጅግ፡ ግሩን፡ ቤት፡ ሠራ፥ በቤቱም፡ ውስጥ፡ መልክ፡ እጅግ፡ ያማረ፡ ለመኖሪያውም ምቹ የሆነ፡ ትልቅ፡ መቅደስ፡ ሠራ። ዮሴፍ ቤቱን ሲሠራ ሦስት ዓመት ነበረ።

41 ዮሴፍም የወርቅና የብር ብዛት ያለው እጅግ ያማረ ዙፋን ሠራ፥ በኦንክስ ድንጋይና በድሊየምም ለበሰው፥ በላዩም የግብፅን ምድር ሁሉ አምሳያ፥ የግብፅንም ወንዝ አምሳያ ሠራ። የግብፅን ምድር ሁሉ ያጠጣል; ዮሴፍም በቤቱ በዙፋኑ ላይ በሰላም ተቀመጠ እግዚአብሔርም የዮሴፍን ጥበብ ጨመረለት።

42፤ በግብፅም የሚኖሩ ሁሉ፥ የፈርዖንም ባሪያዎች፥ አለቆቹም ዮሴፍን እጅግ ወደዱ፤ ይህ ነገር ከእግዚአብሔር ለዮሴፍ ነበረና።

43 ለዮሴፍም የሚዋጋ ሠራዊት ነበረው፥ ከንጉሡም አለቆችና ከባሪያዎቹ ከአገልጋዮቹም ከጠላቶቹም ሌላ አርባ ሺህ ስድስት መቶ ሠራዊት ሆኖ ንጉሡንና ዮሴፍን በጠላት ላይ ይረዱ ዘንድ የሚታጠቁ ሰዎችና ጭፍራዎች ነበሩ። ግብፅ ያለ ቁጥር።

44 ዮሴፍም ለኃያላኑ ሰራዊቱ ሁሉ ጋሻና ጦር ጋሻና መሸፈኛ ከፍያም የጦር ቀሚስና የወንጭፍ ድንጋይ ሰጣቸው።

ምዕራፍ 50

1 በዚያን ጊዜ የተርሴስ ልጆች ከእስማኤል ልጆች ጋር መጡ፥ ተዋጉአቸውም፤ የተርሴስም ልጆች እስማኤላውያንን ለረጅምጊዜ ዘረፉ።

2፤ በዚያም፡ ጊዜ፡ የእስማኤል፡ ልጆች፡ ቍጥራቸው፡ ታናሽ፡ ነበሩ፥ በተርሴስም፡ ልጆች፡ ላይ፡ አሸንፈው፡ እጅግ፡ ተጨነቁ።

3 የእስማኤላውያንም ሽማግሌዎች ወደ ግብፅ ንጉሥ እንዲህ ብለው መዝገብ ላኩ፡ — የተርሴስን ልጆች እንድንዋጋ ወደ ባሪያዎችህ ወደ ጭፍራዎችህ እንድልክ እለምንሃለሁ፤ ከብዙ ዘመን ጀምሮ እንጠፋ ነበርና .

4 ፈርዖንም ዮሴፍን ከእርሱም ጋር ከነበሩት ኃያላኑና ጭፍራው፥ ኃያላኖቹንም ከንጉሥ ቤት ሰደደ።

5 ወደ ኤዊላም ምድር ወደ እስማኤል ልጆች ከተርሴስ ልጆች ጋር ይረዱአቸውዘንድ ሄዱ፤ የእስማኤልም ልጆች ከተርሴስ ልጆች ጋር ተዋጉ፤ ዮሴፍም ተርሴውያንን መታ፥ ምድራቸውንም ሁሉ አዋረደ፥ የእስማኤል ልጆች እስከ ዛሬ ድረስ በእርስዋ ይኖራሉ።

6 የተርሴስም ምድር በተገዛች ጊዜ ተርሴሳውያን ሁሉ ሸሹ፥ ወደ ወንድሞቻቸውም ወደ ያዋን ልጆች ድንበር መጡ፤ ዮሴፍም ከኃያላኑ ሰራዊቱና ከሠራዊቱ ሁሉ ጋር ወደ ግብፅ ተመለሱ፥ ከእነርሱም አንድ ስንኳ አልቀረም።

7 ዮሴፍም በግብፅ ላይ በነገሠ በሁለተኛው ዓመት በዓመቱ አብዮት እግዚአብሔር ዮሴፍ እንደ ተናገረ በምድር ሁሉ ላይ ብዙ ጥጋብን ሰጠ፤ በዚያም ወራት እግዚአብሔር የምድርን ፍሬ ሁሉ ለሰባት ባረከ። ለዓመታትም በሉ እጅግም ጠገቡ።

8 ዮሴፍም በዚያን ጊዜ ሹማምቶች ከእርሱ በታች ነበሩት፥ የመልካሙንም ዘመን መብል ሁሉ ይሰበስቡ ነበር፥ በየዓመቱም እህል ይከምሩ ነበር፥ በዮሴፍም ግምጃ ቤት አኖሩት።

፱ እናም በማንኛውም ጊዜ እህሉን ወደ እሸት እንዲያመጡ ዮሴፍ ያዘዘውን ምግብ በሰበሰቡ ጊዜ፣ እናም ደግሞ እንዳይበላሽ ከእርሻ አፈር የተወሰነውን አምጡ።

10 ዮሴፍም እንደዚች ዓመት በየዓመቱ አደረገ፥ ብዙም እህል እንደ ባሕር አሸዋ አከማቸ፥ ማከማቻውም እጅግ ብዙ ነበርና፥ ከብዙም የተነሣ ሊቈጠር አይችልምና።

11 ደግሞም በግብፅ የሚኖሩ ሁሉ በሰባት ጥሩ ዓመታት ብዙ ዓይነት እህልን በጎተራአቸው ሰበሰቡ፤ ነገር ግን ዮሴፍ እንዳደረገው አላደረጉበትም።

12 ዮሴፍና ግብፃውያን በሰባት ጥጋብ ዓመታት የሰበሰቡት መብል ሁሉ ለሰባቱ ራብ ዓመታት በምድር ሁሉ ላይ ይረዳ ዘንድ በማከማቻ ተከማችቶ ነበር።

13 የግብፅም ሰዎች በራብ ጊዜ ይረዱ ዘንድ እያንዳንዱ ሰው ጎተራውንና የተሸሸገውን እህል ሞላት።

14 ዮሴፍም የሰበሰበውን እህል ሁሉ በግብፅ ከተሞች ሁሉ አኖረ፥ ጎተራውንም ሁሉ ዘጋ፥ በላያቸውም ጠባቂ አኖረ።

15 የዮሴፍ ሚስት የጶጢፌራ ልጅ ኦስናት ምናሴንና ኤፍሬምን ሁለት ወንዶች ልጆች ወለደችለት፤ ዮሴፍም በወለዳቸው ጊዜ የሠላሳ አራት ዓመት ሰውነበረ።

16 ብላቴኖቹም አደጉ፥ በመንገዱና በትእዛዝ ሄዱ፥ አባታቸውም ካስተማራቸው መንገድ ወደ ቀኝም ወደ ግራም ፈቀቅ አሉ።

17 እግዚአብሔርም ከብላቴኖቹ ጋር ነበረ፥ አደጉም፥ በጥበብም ሁሉና በመንግሥት ሥራ ሁሉ አስተዋዮች ሆኑ፥ የንጉሡም አለቆች ሁሉ በግብፅም የሚኖሩ ታላላቆቹ ብላቴኖቹን ከፍ ከፍ አደረጉአቸው። በንጉሥ ልጆች መካከል ያደገው.

18፤ በምድርም፡ ላይ፡ የነበሩት፡ ሰባቱ፡ የጥጋብ፡ ዓመታት፡ አለፉ፥ ዮሴፍም፡ እንደ፡ ተናገረ፡ ሰባቱ፡ የራብ፡ ዓመታት፡ መጣባቸው፥ በምድሩም፡ ላይ፡ ራብ፡ ኾነ ።

19 የግብፅም ሰዎች ሁሉ ራብ በግብፅ ምድር እንደ ተጀመረ አዩ፤ የግብፅም ሰዎች ሁሉ ራብ ስለ በረታባቸውእህላቸውን ከፍተውአዩ ።

20 በጎተራም ውስጥ ያለውን እህል ሁሉ አረም የሞላበት ለመብላትም የማይገባውን አገኙ፤ ረሃቡም በምድር ሁሉ ላይ ጸና፤ የግብፅም ሰዎች ሁሉ መጥተው በፈርዖን ፊት ጮኹ፤ ራብ ከብዶባቸውነበርና ።

21 ፈርዖንንም።

22 ፈርዖንም መለሰ። በሰባቱ ዓመታት እህሉ በረሃብ ዓመታት እንዲከማች ዮሴፍ አላዘዘምን ?ቃሉን ለምን አልሰማችሁም?

23 የግብፅም ሰዎች ለንጉሡ እንዲህ ብለው መለሱለት፡ — ጌታችን ሆይ፥ በነፍስህ እምላለሁ፥ ባሪያዎችህ ዮሴፍ ያዘዘውን ሁሉ አድርገናል፤ ባሪያዎችህም በእርሻቸው ያለውን ምርት ሁሉ በጥጋብ ሰባት ዓመታት ሰብስበው አኖሩት። በመደብሮች ውስጥ እስከ ዛሬ ድረስ .

፳፬ እናም ረሃቡ በባሪያዎችህ ላይ በበረታ ጊዜ ጎተራዎቻችንን ከፍተን ነበር፣ እናም እነሆ ምርታችን ሁሉ በተባይ ተሞላ እና ለምግብነት ተስማሚአልነበረም።

25 ንጉሡም በግብፅ ሰዎች ላይ የደረሰውን ሁሉ በሰማ ጊዜ ንጉሡ ከራብ የተነሣ እጅግ ፈራ፥ እጅግም ፈራ፤ ንጉሡም ለግብፅ ሕዝብ መለሰ ።

26 የግብፅም ሰዎች ሁሉ ወጥተው ወደ ዮሴፍ መጡ፥ እንዲህም አሉት። በሰባት ዓመታቶች ውስጥ አንተ እንዳዘዝከው ሰብስበናልና፣ አከማችተንም አከማችተንም እንዲሁ ደረሰብን ።

27 ዮሴፍም የግብፅን ሰዎች ቃል ሁሉና የደረሰባቸውንም በሰማ ጊዜ ዮሴፍ የእህልውን ጎተራ ሁሉ ከፍቶ ለግብፅ ሰዎች ሸጠ።

28 ራብም በምድር ሁሉ ጠነከረ፥ ራብም በአገሮች ሁሉ ሆነ፥ በግብፅም ምድር ግን የሚሸጥ ምርት ነበረ ።

29 የግብፅም ሰዎች ሁሉ እህል ሊገዙ ወደ ዮሴፍ መጡ፤ ራብ ስለ በረታባቸው፥ እህላቸውም ሁሉ ተበላሽቶ ነበርና ዮሴፍ በየቀኑ ለግብፅ ሰዎች ሁሉ ይሸጥ ነበር ።

30 በከነዓን ምድር የሚኖሩ ሁሉ ፍልስጥኤማውያንም በዮርዳኖስም ማዶ ያሉት የምሥራቅም ልጆች የምድርም አገር ከተሞች ሁሉ ሩቅና ቅርብም ያሉ ከተሞች ሁሉ በግብፅ ውስጥ እህል እንዳለ ሰሙ፥ ሁሉም ወደ ግብፅ መጡ። ረሃቡ በላያቸው ላይ ሰፍኖ ነበርና በቆሎ ለመግዛት ።

31 ዮሴፍም የእህል ጎተራውን ከፍቶ በላያቸው ላይ ሾመላቸው፤ በየቀኑም ቆመው ለሚመጣው ሁሉ ይሸጡ ነበር።

32 ዮሴፍም ወንድሞቹ ደግሞ እህል ሊገዙ ወደ ግብፅ እንዲመጡ አወቀ፤ በምድር ላይ ራብ ሰፍኖ ነበርና። ዮሴፍም በግብፅ ምድር ሁሉ እንዲታወጅ ሕዝቡን ሁሉ እንዲህ ሲል አዘዛቸው።

33 በግብፅ ውስጥ እህል ሊገዛ የሚወድ ልጆቹን እንዲሁም የግብፃውያንን ወይም የከነዓናውያንን ባሪያዎች ይገዙ ዘንድ ወደ ግብፅ እንዳይገዛ የንጉሡ የሁለተኛውና የታላቆቹ ንጉሥ ፈቃድ ነው። ከግብፅ እህል ከመሸመት ከዕቃ ማከማቻ ሁሉ ይመጣል፥ ሄዶም በምድር ሁሉ ይሸጣል፥ ይሞታል፤ ማንም ሊገዛው አይችልምና ከቤተ ሰዎቹ ድጋፍ በቀር።

34 ሁለት ወይም ሦስት እንስሶችን የሚመራ ሁሉ ይሙት፤ ሰው እንስሳውን ብቻ ይመራልና።

35 ዮሴፍም በግብፅ ደጆች ላይ ሎሌዎችን አኖረ እንዲህም ብሎ አዘዛቸው። እህል ሊገዛ የሚመጣ ሁሉ እስከ ስሙና የአባቱ ስም እስከ የአባቱም የአባት ስም ድረስ እንዳይገባ አትፍቀድለት ብሎ አዘዛቸው። የተጻፈውም በቀን የተጻፈው ስማቸውን አውቅ ዘንድ በማታ ስማቸውን ላኩልኝ።

36 ዮሴፍም በግብፅ ምድር ሁሉ አለቆችን ሾመ፥ ይህንም ሁሉ ያደርጉ ዘንድ አዘዛቸው።

37 ዮሴፍም ወንድሞቹ እህል ሊገዙ ወደ ግብፅ መቼ እንደሚመጡ ያውቅ ዘንድ ይህን ሁሉ አደረገ፥ ይህንም ሥርዓት አደረገ። የዮሴፍም ሕዝብ ዮሴፍ ባዘዘው በዚህ ቃልና ሥርዓት ዕለት ዕለት በግብፅ እንዲታወጅ አደረጉ።

38፤ በምሥራቅና፡ በምዕራብ፡ አገር፡ የምድርም፡ ኹሉ፡ ኹሉ፡ ዮሴፍ፡ በግብጽ፡ ያደረገውን፡ ሥርዐቱንና፡ ሥርዐቱን፡ ሰምተው፡ በምድር፡ ዳርቻ፡
የሚኖሩ፡ መጡ፥ በግብጽም፡ እኽል፡ ገዙ። ቀን, እና ከዚያ ሄደ.

39 የግብፅም አለቆች ሁሉ ዮሴፍ እንዳዘዘ አደረጉ፥ እህል ይገዙ ዘንድ ወደ ግብፅ የገቡትን ሁሉ የበረኞቹ ጠባቂዎች ስማቸውንና የአባቶቻቸውን ስም ይጽፉ ነበር፥ በየቀኑም በማታ በዮሴፍ ፊት ያመጡ ነበር።

ምዕራፍ 51

1 ያዕቆብም በኋላ በግብፅ እህል እንዳለ ሰማ፥ ልጆቹንም እህል ይገዙ ዘንድ ወደ ግብፅ ይሄዱ ዘንድ ጠራ፤ በእነርሱ ደግሞ ራብ ጸንቶ ነበርና ልጆቹን ጠርቶ።

2 እነሆ፥ በግብፅ እህል እንዳለ ሰማሁ፥ የምድርም ሰዎች ሁሉ ሊገዙ ወደዚያ ሄዱ፤ እንግዲህ በምድር ሁሉ ፊት ስለ ምን ትረካላችሁ? አንተ ደግሞ ወደ ግብፅ ውረድ፥ እንዳንሞትም ወደዚያ ከሚመጡት መካከል ትንሽ እህል ግዛን።

3 የያዕቆብም ልጆች የአባታቸውን ቃል ሰሙ፥ ወደ ግብፅም ይወርዱ ዘንድ ተነሡ፥ ወደዚያም ከሚመጡት የቀረውን እህል ይገዙ ዘንድ ተነሡ።

4 አባታቸው ያዕቆብም እንዲህ ሲል አዘዛቸው።

5፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ ወጥተው፡ ወደ፡ ግብጽ፡ ኼዱ፡ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ አባታቸው፡ እንዳዘዛቸውን፡ ኹሉ፡ አደረጉ፡ ያዕቆብም፡ ቢንያምን፡ አልላከም፤ በመንገዱ፡ እንደ፡ እርሱ፡ አደጋ፡ እንዳይደርስበት፡ ብሎአልና። ወንድም፤ ከያዕቆብም ልጆች አሥሩ ወጡ።

6 የያዕቆብም ልጆች በመንገድ ሲሄዱ በዮሴፍ ላይ ስላደረጉት ነገር ተጸጸቱ፥ እርስ በርሳቸውም ተነጋገሩ፡ — ወንድማችን ዮሴፍ ወደ ግብፅ እንደ ወረደ እናውቃለን፥ አሁንም ወዴት እንደ ሆነ እንፈልገዋለን። እንሄዳለን ብናገኘውም ከጌታው ዘንድ ቤዛ እንወስደዋለን ያለዚያም በግድ እንሞታዋለን።

7፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ በዚህ፡ ነገር፡ ተስማምተው፡ ከዮሴፍ፡ የተነሣ፡ ከጌታው፡ እጅ፡ ያድኑት፡ ዘንድ፡ ጸኑ፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ ወደ፡ ግብጽ፡ ኼዱ። ወደ ግብፅም በቀረቡ ጊዜ እርስ በርሳቸው ተለያዩ፥ በግብፅም በአሥር በሮች ገቡ፥ የበረኞቹም ጠባቂዎች በዚያ ቀን ስማቸውን ጻፉ፥ በመሸም ወደ ዮሴፍ አመጡአቸው።

8 ዮሴፍም ከከተማይቱ በሮች ጠባቂዎች እጅ ስሞቹን አነበበ፤ ወንድሞቹም በከተማይቱ በሮች በአሥሩ በሮች እንደገቡ አወቀ፤ ዮሴፍም በዚያን ጊዜ በግብፅ ምድር ሁሉ እንዲታወጅ አዘዘ። እያለ።

9 እናንተ ጎተራዎች ሁሉ ውጡ፥ እህሉንም ሁሉ ዝጉ፥ የሚመጡትም ከእርሱ እንዲገዙ አንድ ብቻ ክፍት አድርጉ።

10 በዚያን ጊዜም የዮሴፍ አለቆች ሁሉ እንዲሁ አደረጉ፥ ጎተራውንም ሁሉ ዘግተው አንድ ብቻ ክፍት አደረጉ።

11 ዮሴፍም በዕቃ ቤቱ አለቃ ላይ ለሾመው የወንድሞቹን ስም በጽሑፍ ሰጠው እንዲህም አለው፡ — እህል ሊሸምት ወደ አንተ የሚመጣ ሁሉ ስሙን ጠይቅ፥ ከእነዚህም ስም የሚጠሩ ሰዎች በፊትህ በመጡ ጊዜ። ያዙአቸውና ላካቸው፥ አደረጉም።

12፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ ወደ፡ ከተማዪቱ፡ በገቡ፡ ጊዜ፡ ለራሳቸው፡ እኽል፡ ሳይገዙ፡ ዮሴፍን፡ ለመፈለግ፡ ከከተማዪቱ፡ ጋራ፡ ተባበሩ
።

13 ወደ ጋለሞታዎቹም ቅጥር ሄዱ፥ ዮሴፍም ወደ ጋለሞታዎቹ ቅጥር ውስጥ የሚገባ መስሎአቸው ነበርና ዮሴፍን በጋለሞታዎች ቅጥር ውስጥ ሦስት ቀን ፈለጉት፤ ዮሴፍም የተዋበና የተወደደ ነበረ፥ የያዕቆብም ልጆች ዮሴፍን ሦስት ቀን ፈለጉት፥ አላገኙትምም።

14 በዕቃ ቤቱም ላይ ተሹሞ የነበረው ሰው ዮሴፍ የሰጣቸውን ስሞች ፈለገ አላገኛቸውም።

15 ወደ ዮሴፍም ላከ እንዲህም ብሎ። ዮሴፍም ሰዎቹን በግብፅ ሁሉ እንዲፈልጉና ወደ ዮሴፍ እንዲያቀርቡ ባሪያዎችን ላከ።

16 የዮሴፍም ባሪያዎች ሄደው ወደ ግብፅ ገቡ አላገኟቸውምም፤ ወደ ጎሤም ሄዱ በዚያም አልነበሩም፤ ከዚያም ወደ ራምሴ ከተማ ሄዱ አላገኟቸውምም።

17 ዮሴፍም ወንድሞቹን እንዲፈልጉ አሥራ ስድስት ባሪያዎችን ላከ፤ እነርሱም ሄደው በከተማይቱ በአራቱ ማዕዘን ተዘረጉ፤ አራቱም አገልጋዮች ወደ ጋለሞታ ቤት ገቡ፤ በዚያም አሥሩን ሰዎች ወንድማቸውን ሲፈልጉ አገኙ። .

18 አራቱም ሰዎች አምጥተው ወደ እርሱ አመጡአቸው፥ ወደ ምድርም ሰገዱለት፤ ዮሴፍም በመቅደሱ በዙፋኑ ተቀምጦ ነበር፥ የመኳንንት ልብስ ለብሶም በራሱ ላይ ትልቅ የወርቅ አክሊል ነበረ። ኃያላኑም ሁሉ በዙሪያው ተቀምጠው ነበር።

19 የያዕቆብም ልጆች ዮሴፍን አዩት፥ መልኩም ግርማውም ክብሩም በዓይኖቻቸው ፊት ድንቅ ሆነ፥ ዳግመኛም በምድር ላይ ሰገዱለት።

20 ዮሴፍም ወንድሞቹን አየ፥ አወቃቸውም፥ እነርሱ ግን አላወቁትም፤ ዮሴፍ በፊታቸው ታላቅ ነበረና፥ ስለዚህ አላወቁትም።

21 ዮሴፍም እንዲህ አላቸው። ከወዴት መጡ? ሁሉም መለሱ፡ - ባሪያዎችህ ከከነዓን ምድር እህል ልንገዛ መጥተናል፤ ረሃቡ በምድር ሁሉ ላይ ሰፍኗልና ባሪያዎችህም በግብፅ ውስጥ እህል እንዳለ ሰምተው እህል ሊገዙ ከሚመጡት ጋር መጡአሉ። ለእነሱ ድጋፍ.

22 ዮሴፍም መልሶ እንዲህ አላቸው። እናንተ እንደምትሉት ልትገዙ መጣችሁ ከከተማይቱ በሮች ስለ ምን ትመጣላችሁ?ምድርን ለመሰለል መጥተህ ብቻ ሊሆን ይችላል።

23 ሁሉም በአንድነት ለዮሴፍ መለሱለት እንዲህም አሉት፡ — ጌታዬ ትክክል አይደለም፥ ባሪያዎችህ ሰላዮች አይደሉም፥ እኛ ግን እህል ልንገዛ ነው የመጣነው፤ ባሪያዎችህ ሁሉ ወንድማማች ናቸውና፥ በአገሩም የአንድ ሰው ልጆች ናቸው አሉት። ከነዓንና አባታችን፡ — ወደ ከተማይቱ በገባችሁ ጊዜ በምድር ስለሚኖሩት ሰዎች በአንድ በር አትግቡ፡ ብለው አዘዙን።

24 ዮሴፍም ደግሞ መልሶ እንዲህ አላቸው። የምድሩን ኀፍረተ ሥጋ ልታይ መጥተሃል።

25 በእውነት እህል ሊገዛ የሚመጣ ሁሉ መንገዱን ይሄዳል፥ እናንተም በምድር ላይ ሦስት ቀን ትቀመጣላችሁ፤ በዚህ ሦስት ቀን በነበራችሁበት የጋለሞታዎች ቅጥር ምን ታደርጋላችሁ? በእርግጥ ሰላዮች ይህን ያደርጋሉ።

26 ዮሴፍንም አሉት፡ — ይህን ከጌታችን ይራቅ፤ እኛ በከነዓን ምድር የአባታችን የያዕቆብ ልጆች፥ የይስሐቅ ልጅ፣ የአብርሃም ልጅ፣ የዕብራዊው እና የአብርሃም ልጅ አሥራ ሁለት ወንድማማቾች ነንና እነሆ ታናሹ ከአባታችን ጋር ዛሬ በከነዓን ምድር አለ፣ አንዱም የለም፣ ከእኛ ጠፍቶ ነበርና፣ እናም ምናልባት በዚህች ምድር ሊኖር ይችላል ብለን አስበው ነበር፣ ስለዚህም በምድሪቱ ሁሉ እሱን እንፈልጋለን፣ እናም መጥተናል። ወደ ቤቶች እንኳን ጋለሞቶች በዚያ እርሱን ይፈልጉ።

27 ዮሴፍም እንዲህ አላቸው። ወንድምህ ደግሞ በግብፅ ሳለ በጋለሞቶች ቤት ምን ያድርግ? አንተ ከአብርሃም ልጅ ከይስሐቅ ልጆች ነህ አልህ አይደለምን?የያዕቆብም ልጆች በዝሙት ቤቶች ምን ያደርጋሉ አላልህምን?

28፤ እነርሱም፡- እስማኤላውያን፡ ከእኛ፡ እንደ፡ ሰረቁት፡ ሰምተናልና፥ በግብጽም፡ እንደ ሸጡት፡ ስለ፡ ተነግሮን፡ ለእኛ፡ ባሪያኽ፡ ወንድማችን፡ እጅግ፡ መልከ፡ መልካምና፡ የተወደደ፡ እንደ፡ ኾነ፡ በእርግጥ፡ እንዲኾን፡ መስለን ነበር፡ አሉት። በጋለሞቶች ቤት ሁን፤ ስለዚህ ባሪያዎችህ ፈልገህ ቤዛ ሊሰጡት ወደዚያ ሄዱ።

29 ዮሴፍም ደግሞ መለሰ እንዲህም አላቸው፡ — እናንተ የአብርሃም ልጆች ናችሁ በራሳችሁ ልትናገሩ በውሸትና በውሸት ትናገራላችሁ። በፈርዖን ሕያው እምላለሁ ሰላዮች ናችሁ ስለዚህ እንዳትታወቁ ወደ ጋለሞታ ቤቶች ደርሳችኋል።

30 ዮሴፍም እንዲህ አላቸው። ይሰጠዋል አሉ።

31 እርሱም። ካልሰጠን እንገድለዋለን ወንድማችንንም ይዘን እንሄዳለን ብለው መለሱለት።

32 ዮሴፍም አላቸው። እናንተ ሰላዮች ናችሁ የአገሩንም ሰዎች ልትገድሉ መጥታችኋልና፤ ሁለት ወንድሞቻችሁ በከነዓን ምድር በሴኬም የሚኖሩትን ሁሉ በእኅትሽ ምክንያት እንደ መቱ ሰምተናል፥ አንተም አሁን ልታደርግ መጥተሃል። በወንድምህ ምክንያት እንደ ግብፅ።

33 እውነተኛ ሰዎች እንደ ሆናችሁ በዚህ ብቻ አውቃለሁ። ታናሹን ወንድማችሁን ከአባታችሁ አምጥታችሁ ወደዚህ ያመጣልኝ ዘንድ ከመካከላችሁ አንዱን ብትልክ፥ ይህንም ብታደርግ ትክክል እንደ ሆንህ አውቃለሁ።

34 ዮሴፍም ሰባውን ኃያላኑን ጠርቶ።

35፤ ኃያላኑም፡ አሥሩን፡ ሰዎች፡ ወስደው፡ ያዟቸው፡ በጠባቡ፡ አኖሩአቸው፥ በአሥሩም ሦስት ቀን ቆዩ።

36 በሦስተኛውም ቀን ዮሴፍ ከግቢው አወጣቸው፤ እንዲህም አላቸው፡ —እውነተኞች ከሆናችሁ በሕይወት እንድትኖሩ ይህን ለራሳችሁ አድርጉ፤ በምትሄዱበትም ጊዜ ከወንድሞቻችሁ አንዱ በግቢው ውስጥ ይታሰራል። ይህንም ነገር በምታደርጉበት ጊዜ እውነተኛ ሰዎች እንደሆናችሁ አውቅ ዘንድ ለቤተሰባችሁ እህሉን ወደ ከነዓን ምድር ውሰዱ፥ ታናሽ ወንድማችሁንም አምጡ፥ ወደ እኔም አምጡት።

37 ዮሴፍም ከእነርሱ ዘንድ ወጥቶ ወደ እልፍኙ ገባ፥ እጅግም አለቀሰ፥ አዘነላቸውም፥ ፊቱንም ታጥቦ ወደ እነርሱ ተመለሰ፥ ስምዖንንም ከእነርሱ ወስዶ እንዲታዘዙት አዘዘ። ታሰረ፤ ስምዖን ግን ይህን ሊያደርግ አልወደደም፥ እርሱ እጅግ ኃያል ሰው ነበርና፥ ሊያስሩትም አልቻሉም።

38 ዮሴፍም ኃያላኑን ጠራ፥ የተመዘዘም ሰይፍ በእጃቸው ይዘው ሰባ ጽኑዓን ሰዎች ወደ እርሱ መጡ፥ የያዕቆብም ልጆች ፈሩአቸው።

39 ዮሴፍም እንዲህ አላቸው፡ — ወንድሞቹ ወደ እርሱ እስኪመጡ ድረስ ይህን ሰው ያዙት፥ በወኅኒም ያዙት፤ የዮሴፍም ጽኑዓን ሰዎች ፈጥነው ሁሉ ስምዖንን ያስሩ ዘንድ ያዙት፤ ስምዖንም ታላቅና አስፈሪ ጩኸት ጩኸ፥ ጩኸቱም ሆነ። በርቀት ተሰማ።

40 የዮሴፍም ጽኑዓን ሰዎች ሁሉ ከጩኸቱ ድምፅ የተነሣ ፈሩ በግምባራቸውም ወደቁ፥ እጅግም ፈርተው ሸሹ።
41 ከዮሴፍም ጋር የነበሩት ሰዎች ሁሉ ሕይወታቸውን እጅግ ፈርተው ሸሹ፤ በዚያም ዮሴፍና ልጁ ምናሴ ብቻ ቀሩ፤ የዮሴፍም ልጅ ምናሴ የስምዖንን ኃይል አየ፥ እጅግም ተቈጣ።
42 የዮሴፍም ልጅ ምናሴ ወደ ስምዖን ተነሣ፤ ምናሴም ስምዖንን በቡጢ በአንገቱ ጀርባ መታው፤ ስምዖንም ከቍጣው ጸጥ አለ።
43 ምናሴም ስምዖንን ያዘው፥ በኃይልም ያዘው፥ አሰረውም፥ ወደ እሥርም ቤት አገባው፤ የያዕቆብም ልጆች ሁሉ በብላቴናው ሥራ ተገረሙ።
44 ስምዖንም ወንድሞቹን እንዲህ አላቸው፡ — ከእናንተ ማንም።
45፤ ከዚህም፡ በኋላ፡ ዮሴፍ፡ በዕቃ፡ ቤቱ፡ ላይ፡ ተሾመው፡ እንዲጠሩት፡ አዘዘ፥ በከረጢታቸውም፡ የሚሸከሙት፡ እኽል፡ ይሞላ፡ የእያንዳንዱንም
ገንዘብ፡ በዓይኑ፡ ያመልጥ፡ ዘንድ፡ ለመንገድ፡ ሲሰይ፡ ይሰጣቸው፡ ዘንድም። እንዲህም አደረገባቸው።
46 ዮሴፍም እንዲህ ሲል አዘዛቸው፡ — እኔ እንዳልኋችሁ ወንድማችሁን ታመጡ ዘንድ ትእዛዜን እንዳትተላለፉ ተጠንቀቁ፤ ወንድማችሁንም ወደ እኔ ባመጣችሁ ጊዜ፥ እናንተ እውነተኛ ሰዎች እንደ ሆናችሁ አውቃለሁ። በምድሪቱ ላይ ይሸጣሉ፥ ወንድምህንም እመልስልሃለሁ፥ አንተም ወደ አባትህ በሰላም ትመለሳለህ።
47 ሁሉም መልሰው። ጌታችን እንደ ተናገረ እንዲሁ እናደርጋለን አሉ፥ በምድርም ላይ ሰገዱለት።
48፤ እያንዳንዱም እህሉን በአህያው ላይ አነሣ፥ ወደ ከነዓንም ምድር ወደ አባታቸው ይሄዱ ዘንድ ወጡ። ወደ ማደሪያውም መጡሌዊም ለአህያው ገደል ይሰጥ ዘንድ ከረጢቱን ዘርግቶ ባየ ጊዜ ገንዘቡ ሙሉ በሙሉ በከረጢቱ ውስጥ እንዳለ።
49 ሰውዮውም እጅግ ፈራ፥ ወንድሞቹንም፡- ገንዘቤ ተመልሳለች፥ እነሆም፥ በከረጢቴ ውስጥ አለች፥ ሰዎቹም እጅግ ፈሩ፥ እነርሱም። ?
50፤ ሁሉም፡ — እግዚአብሔር ዛሬ በእኛ ላይ ተስማምቶ በግብፅ ንጉሥ እጅ አሳልፎ ሰጥቶናልና ለአባቶቻችን ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብም የእግዚአብሔር ቸርነት ወዴት አለ?
51 ይሁዳም አላቸው።
52 ሮቤልም እንዲህ አላቸው። አሁንም እግዚአብሔር ከእኛ ዘንድ ይፈልገዋል፤ እናንተስ እግዚአብሔርን በበደላችሁ ጊዜ የእግዚአብሔር ቸርነት ለአባቶቻችን ወዴት አለ ትላላችሁ?
53፤ በዚያም ስፍራ አደሩ፥ ማልደውም ተነሡ፥ አህዮቻቸውንም እህላቸውን ጫኑ፥ መርተውም ሄዱ፥ በከነዓንም ምድር ወዳለው ወደ አባታቸው ቤት መጡ።
54 ያዕቆብና ቤተ ሰዎቹም ልጆቹን ሊገናኙ ወጡ፤ ያዕቆብም አየ፥ እነሆም ወንድማቸው ስምዖን ከእነርሱ ጋር አልነበረም፤ ያዕቆብም ልጆቹን፡- የማላየው ወንድምህ ስምዖን ወዴት ነው? ልጆቹም በግብፅ የደረሰባቸውን ሁሉ ነገሩት።

ምዕራፍ 52

1 ወደ ቤታቸውም ገቡ፥ እያንዳንዱም ከረጢቱን ከፍቶ አዩ፥ እነሆም፥ የእያንዳንዱ ገንዘብ ጥቅል በዚያ እንዳለ፥ እነርሱና አባታቸው እጅግ ፈሩ።
2 ያዕቆብም አላቸው። ይህ ያደረጋችሁብኝ ምንድር ነው? ደኅንነትህን እንዲጠይቅ ወንድማችሁን ዮሴፍን ላክሁት አንተም አልሸኝ። አውሬ በላው።
3 ስምዖንም እህልን ሊሸምት ከእናንተ ጋር ሄደ፤ የግብፅም ንጉሥ በወኅኒ አስሮታል ትላላችሁ፤ ብንያምንም ደግሞ ትገድሉት ዘንድ ትወዳላችሁ፥ ሽበቴንም በብንያምና በኀዘን ወደ መቃብር አወረዱ። ወንድሙዮሴፍ.
4፤ አሁንም ልጄ ከአንተ ጋር አይውረድ፥ ወንድሙ ሞቶ ብቻውን ቀርቷልና፥ አንተም በምትሄድበት መንገድ በወንድሙ ላይ እንደ ደረሰ ክፉ ነገር ያገኘበታል።
5 ሮቤልም አባቱን አለው። ያዕቆብም ልጆቹን፡- በዚህ ተቀመጡ ወደ ግብፅ አትውረዱ ልጄ ከእናንተ ጋር ወደ ግብፅ አይወርድም እንደ ወንድሙም አይሞትም አላቸው።
6 ይሁዳም እንዲህ አላቸው፡ — እህሉ እስኪፈጸም ድረስ ከእርሱ ተዉት፥ እርሱም፡ — የራሱንና የቤተሰቡን ነፍስ በራብ አደጋ ሲያገኝ ወንድማችሁን ውረዱ፡ ይላቸዋል።
7 በዚያም ወራት በምድር ላይ ራብ ጸንቶ ነበር የምድርም ሰዎች ሁሉ ሄደው ምግብ ሊገዙ ወደ ግብፅ መጡ፤ ራብ በመካከላቸው ጸንቶ ነበርና የያዕቆብም ልጆች በከነዓን አንድ ዓመት ከሁለት ወር ቀሩ። የበቆሎቻቸው እስኪያልቅ ድረስ.
8፤ እህላቸውም ካለቀ በኋላ የያዕቆብ ቤተሰቦች ሁሉ በራብ ተነጠቁ የያዕቆብም ልጆች ሕፃናት ሁሉ ተሰብስበው ወደ ያዕቆብ ቀረቡ፥ ሁሉም ከበቡት፥ እንዲህም አሉት። እንጀራ ስጠን ለምንድነው በፊትህ በራብ የምንጠፋው?
9 ያዕቆብም የልጁን ልጆች ቃል ሰማ፥ እጅግም አለቀሰች፥ አዘነላቸውም፥ ያዕቆብም ልጆቹን ጠርቶ ሁሉም መጥተው በፊቱ ተቀመጡ።
10 ያዕቆብም አላቸው። አሁንም ተመለሱና ጥቂት ምግብ ግዙልን።
11 ይሁዳም መልሶ አባቱን እንዲህ አለው፡ — ወንድማችንን ከእኛ ጋር ብትሰድደው እኛ ወርደን እህል እንገዛልሃለን፥ ባትልክለትም አንወርድም፤ የግብፅ ንጉሥ በእውነት አዝዞአልና። ወንድማችሁ ከእናንተ ጋር ካልሆነ ፊቴን አታዩም፥ የግብፅ ንጉሥ ብርቱና ኃያል ንጉሥ ነውና፥ እነሆም፥ ከወንድማችን ውጭ ወደ እርሱ ብንሄድ ሁላችንም እንገደላለን እያሉን ነው።
12 ይህ ንጉሥ እጅግ ኃያልና ጥበበኛ እንደ ሆነ፥ በምድርም ሁሉ ላይ እንደ እርሱ ያለ እንደሌለ አታውቁምን አልሰማህምን? እነሆ የምድርን ነገሥታት ሁሉ አይተናል

እንደዚያም ንጉሥ የግብፅን ንጉሥ አላየንም። ከምድር ነገሥታት ሁሉ መካከል ከፍልስጥኤማውያን ንጉሥ ከአቢሜሌክ የሚበልጥ ማንም የለም፤ ነገር ግን የግብፅ ንጉሥ ከእርሱ ይልቅ ታላቅና ኃያል ነው፥ አቤሜሌክም ከሹማምንቱ ጋር ሊመሳሰል ይችላል።

13 አባት ሆይ፥ ቤተ መንግሥቱንና ዙፋኑን፥ ባሪያዎቹንም ሁሉ በፊቱ ቆመው አላየህም። ንጉሥ በዙፋኑ ላይ ሆኖ በክብሩና በንጉሣዊው ገጽታው ንጉሣዊ ልብሱን ለብሶ በራሱ ላይ ትልቅ የወርቅ አክሊል ደፍኖ አላየኸውም። እግዚአብሔር ለእርሱ የሰጠውን ክብርና ክብር አላየህም፤ በምድር ሁሉ ላይ እንደ እርሱ ያለ የለምና።

14 ኣብ ርእሲ እዚ፡ እግዚኣብሄር ንልቡ የሰጠውን፡ ጥበብን ማስተዋልን እውቀቱን ኣይትህቦ፡ በለቶ ድማድምጹ ኣይሰምዕን።

15 አባት ሆይ፥ ስማችንንና በእኛ ላይ ያለውን ሁሉ የነገረን፥ አንተን ደግሞ። አባትህ በሕይወት አለን፥ ደኅናም አለውን? ብሎ አንተን ደግሞ ጠየቀ።

16 ከጌታው ከፈርዖን ሳትጠይቅ የግብፅን መንግሥት ነገር አላየህም። በግብፃውያን ሁሉ ላይ ያሳደረውን ፍርሃትና ፍርሃት አላየህም።

፲፯ እናም ደግሞ ከእርሱ ተለይተን በሄድን ጊዜ፣ እንደ ሌሎቹ የአሞራውያን ከተሞች በግብፅ ላይ እናደርግ ዘንድ ዛተን፣ እናም ስለ እኛ እንደ ሰላዮች በተናገረው ቃሉ ሁሉ ላይ እጅግ ተናደድን እና አሁን ደግሞ በምንመጣበት ጊዜ በፊቱ ድንጋጤው በሁላችን ላይ ወድቆአል፥ ሁላችንም ትንሽ ወይም ታላቅ ነገርን ልንናገረው የምንችለው አንድ ስንኳ የለም።

18 አሁንም አባት ሆይ፥ ብላቴናውን ከእኛ ጋር እንለምንሃለን፥ ወርደንም የምንረዳውን ስንቅ እንገዛልሃለሁ፥ በራብም አንሞትም። ያዕቆብም “ወንድም እንዳለህ ለንጉሥ ትነግረኝ ዘንድ ለምን እንዲህ አደረግህብኝ? ይህ ያደረግህብኝ ምንድር ነው?

19 ይሁዳም አባቱን ያዕቆብን፡- ብላቴናውን አሳልፈህ ስጠኝ፥ ተነሥተንም ወደ ግብፅ እንወርዳለን፥ እህልንም እንገዛለን፥ እንመለሳለንም፥ እንመለሳለንም፥ ብላቴናውም ከእኛ ጋር ከሌለ እንሂድ አለው። እኔ ለዘላለም ጥፋተኛህን ተሸክመዋለሁ።

20 ሕጻናቶቻችንን ሁሉ በራብ ሲያለቅሱብሽ አይተሃልን? አሁን ርኅራኄህ በእነርሱ ላይ ይወርድና ወንድማችንን ከእኛ ጋር ስደድ እኛም እንሄዳለን።

21 የግብፅ ንጉሥ ልጅህን ይወስዳል ስትል የእግዚአብሔር ቸርነት ለአባቶቻችን እንዴት ይገለጣል? ሕያው እግዚአብሔርን (ኤሎሂም ያህዌ) አምጥቼ በፊትህ እስካላኖረው ድረስ አልተውሁትም። ነገር ግን በግብፅ ንጉሥና በሰዎቹ ፊት ሞገስና ቸርነት እንዲያገኝልን ቸርነትን እንዲያደርግልን ወደ እግዚአብሔር ጸልይ፤ ባልዘገየን ኖሮ አሁን ከልጅሽ ጋር ሁለተኛ ጊዜ ተመልሰን ነበርና። .

22 ያዕቆብም ልጆቹን እንዲህ አለ።

23 አሁንም ተነሥተህ ወደ ሰውዬው ሂድ፥ ከምድርም ከሚገኘው ስጦታ በእጅህ ውሰድ፥ በፊቱም አምጣው፤ ሁሉን የሚችል አምላክም ብንያምን እንዲልክና በእርሱ ፊት ምሕረትን ይስጣችሁ። ስምዖን ወንድሞችህ ከአንተ ጋር።

24፤ ሰዎቹም፡ ኹሉ፡ ተነሥተው፡ ወንድማቸውን ፡ ቢንያምን፡ ወሰዱ፥ ከአገሩም፡ ምርጥ፡ ብዙ ፡ ስጦታ፡ በእጃቸው፡ ወሰዱ፥ ደግሞም፡ አንድ ፡ ብር፡ እጥፍ፡ አወሰዱ።

25 ያዕቆብም ልጆቹን ስለ ብንያም አጥብቆ አዘዛቸው፡ —በምትሄዱበት መንገድ ጠብቁት፥ በመንገድምሆነ በግብፅ ከእርሱ አትለዩ።

26 ያዕቆብም ከልጆቹ መካከል ተነሣ እጁንም ዘርግቶ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ፥ እንዲህም አለው፡ —የሰማይና የምድር አምላክ አቤቱ፥ ከአባታችን ከአብርሃም ጋር የገባኸውን ቃልኪዳን አስብ፥ ከአባቴ ከይስሐቅም ጋር አስብ። ለልጆቼ ቸርነት አድርግ፥ ለግብፅም ንጉሥ አሳልፈህ አትስጣቸው። አቤቱ፥ ስለ ምሕረትህ አድርግ፥ ልጆቼንም ሁሉ ተቤዣቸው፥ ከግብፅም ኃይል አድናቸው፥ ሁለቱን ወንድሞቻቸውንም ላካቸው።

27 የያዕቆብም ልጆች ሚስቶች ሁሉ የልጆቻቸውም ሚስቶች ዓይኖቻቸውን ወደ ሰማይ አነሱ፥ ሁሉም በእግዚአብሔር ፊት አለቀሱ፥ አባቶቻቸውንም ከግብፅ ንጉሥ እጅ ያድናቸው ዘንድ ወደ እርሱ ጮኹ።

28 ያዕቆብም ለግብፅ ንጉሥ መዝገብ ጻፈ፥ ለይሁዳና ለልጆቹም እጅ ለግብፅ ንጉሥ አሳልፎ ሰጠው።

29 ከባሪያህ ከያዕቆብ ከይስሐቅ ልጅ ከዕብራዊው ከአብርሃም ልጅ ከእግዚአብሔርም አለቃ ለኃያልና ጠቢብ ንጉሥ ምሥጢር ገላጭ ለግብፅ ንጉሥ ሰላምታ ይገባል።

30፤ ጌታዬ፡ የግብጽ፡ ንጉሥ፡ ይታወቅ፡ በከነዓን፡ ምድር፡ ራብ፡ ጸናብን፡ ልጆቼንም፡ ከአንተ፡ ጥቂት፡ መብል፡ ይገዙልን፡ ዘንድ፡ ልጆቼን፡ ወደ፡ አንተ፡ ሰደድኹ።

31 ልጆቼ ከበውኝ ነበርና፥ እኔም በጣም አርጅቼ በዓይኖቼ ማየት አልቻልኩም፤ ዓይኖቼ ከእርጅና የተነሣ እጅግ ከብደዋልና፥ እንዲሁም ከልጄ ፊት ለጠፋው ለዮሴፍ በየዕለቱ አለቀሱ፥ እኔም አዝዣለሁ። በምድሪቱ ስለሚኖሩት ሰዎች ወደ ግብፅ በመጡ ጊዜ ወደ ከተማይቱ በሮች እንዳይገቡ ልጆች።

፴፪ እናም ደግሞ ልጄን ዮሴፍን እንዲፈልጉት ግብፅን እንዲዞሩ አዝዣቸዋለሁ፣ ምናልባት በዚያ ያገኙት ይሆናል፣ እናም እንዲሁ አደረጉ፣ እናም እነሱን እንደ ምድሪቱ ሰላዮች ቆጠርሃቸው።

33 የፈርዖንን ሕልም እንደ ተረጎምህ በእውነትም እንደ ተናገርህለት ስለ አንተ አልሰማንምን? ልጆቼ ሰላዮች መሆናቸውን ወይም እንዳልሆኑ በጥበብህ እንዴት አታውቅም?

34፤ አሁንም፥ ጌታዬና ንጉሥ ሆይ፥ እነሆ፥ ለልጆቼ እንደ ተናገርህ ልጄን በፊትህ ልኬአለሁ። ከወንድሞቹ ጋር በሰላም ወደ እኔ እስኪመለስ ድረስ ዓይኖችህን እንድታደርግለት እለምንሃለሁ።

35 አምላካችን በፈርዖን ላይ እናቴን ሣራን በወሰደ ጊዜ ያደረገውን፥ ስለ እርስዋም በፍልስጥኤማውያን ንጉሥ በአቤሜሌክ ያደረገውን፥ አባታችን አብርሃምም ያደረገውን፥ አታውቁምን ወይስ አልሰማህምን? ዘጠኝ የኤላም ነገሥታት ከእርሱ ጋር ከነበሩት ጥቂት ሰዎች ጋር እንዴት መታቸው?

36 ደግሞም ሁለቱ ልጆቼ ስምዖን እና ሌዊ በእህታቸው በዲና እንዴት እንዳጠፉአቸው በስምንቱ የአሞራውያን ከተሞች ያደረጉትን?

፴፯ እናም ደግሞ በወንድማቸው ቢንያም ምክንያት በወንድሙ በዮሴፍ ሞት ራሳቸውን አጽናኑ፤ ለእርሱ ሲል የሰዎች እጅ በላያቸው ላይ ስታሸንፍ ባዩ ጊዜ ምን ያደርጉለታል?

38 የግብፅ ንጉሥ ሆይ፥ የእግዚአብሔር ኃይል ከእኛ ጋር እንዳለ፥ ደግሞም እግዚአብሔር ዘወትር ጸሎታችንን ሰምቶ ሁልጊዜ እንደማይተወን አታውቅምን?

39 ልጆቼም ከእነርሱ ጋር ስላደረግከው ግንኙነት በነገሩኝ ጊዜ፥ ስለ አንተ ወደ እግዚአብሔር አልጠራሁም፤ ልጄ ብንያም በፊትህ ሳይመጣ ከሰዎችህ ጋር ትጠፋ ነበርና፥ ነገር ግን ልጄ እንደ ስምዖን የሆነ መስሎኝ ነበር። በቤትህ ውስጥ ቸርነትህን ታደርግለት ይሆናል፤ ስለዚህ ይህን አላደረግሁብህም።

40፤ አሁንም፥ እነሆ፥ ልጄ ብንያም ከልጆቼ ጋር ወደ አንተ ይመጣል፥ ተጠንቀቅ፥ ዓይንሽንም በእርሱ ላይ አድርግ፥ ከዚያም እግዚአብሔር ዓይኖቹን በአንተና በመንግሥትህ ሁሉ ላይ ያኖራል።

41፤ አሁንም በልቤ ያለውን ሁሉ ነግሬሃለሁ፥ እነሆም፥ ልጆቼ ከወንድማቸው ጋር ወደ አንተ ይመጣሉ፥ ስለ እነርሱ የምድርን ሁሉ ፊት መርምረህ ከወንድሞቻቸው ጋር በሰላም መልሳቸው።

42፤ ያዕቆብም፡ ለግብጽ፡ ንጉሥ፡ ይሰጡ፡ ዘንድ፡ ለይሁዳ፡ አደራ፡ ለልጆቹ፡ ምሥክርነቱን ፡ ሰጠ።

ምዕራፍ 53

1 የያዕቆብም ልጆች ተነሥተው ብንያምንና ስጦታውን ሁሉ ወሰዱ፥ ሄደውም ወደ ግብፅ መጡ፥ በዮሴፍም ፊት ቆሙ።

2 ዮሴፍም ወንድሙን ብንያምን ከእነርሱ ጋር አይቶ ሰላምታ ሰጣቸው፤ እነዚህም ሰዎች ወደ ዮሴፍ ቤት መጡ።

3 ዮሴፍም የቤቱን አለቃ ለወንድሞቹ ይበሉ ዘንድ እንዲሰጣቸው አዘዘ፥ እንዲሁም እንዲሁ አደረገላቸው።

4፤ በቀትርም፡ ጊዜ፡ ዮሴፍ፡ ሰዎቹን፡ ከብንያምም፡ ጋራ፡ ወደ፡ ፊቱ፡ ይመጡ፡ ዘንድ፡ ላከ፤ ሰዎቹም፡ ለዮሴፍ፡ ቤት፡ አለቃ፡ በዓይናቸው ፡ የተመለሰውን፡ ብር፡ አወሩ። አይደለም፥ ወንድማቸውንም ስምዖንን ወደ እነርሱ አመጣው።

5 ስምዖንም ወንድሞቹን እንዲህ አለ፡ — የግብፃውያን ጌታ ቸር አድርጎልኛል፥ በዓይናችሁም እንዳያችሁት አላሰረኝም፤ ከከተማይቱ በወሰዳችሁ ጊዜ ነጻ አወጣኝ፥ ቸርነትንም አደረገልኝ። እኔ በቤቱ።

6 ይሁዳም ብንያምን በእጁ ያዘ፥ ወደ ዮሴፍም ፊት መጡ፥ በምድርም ላይ ሰገዱለት።

7 ሰዎቹም ስጦታውን ለዮሴፍ ሰጡት፥ ሁሉም በፊቱ ተቀመጡ፤ ዮሴፍም እንዲህ አላቸው። መልካም ነው ይሁዳም ያዕቆብ የላከውን መዝገብ ወስዶ ለዮሴፍ አሳልፎ ሰጠውአሉት።

8 ዮሴፍም ደብዳቤውን አነበበ፥ የአባቱንም ጽሕፈት አወቀ፥ ማልቀስም ወደደ፥ ወደ ውስጠኛው ክፍልም ገባ፥ ታላቅ ልቅሶንም አለቀሰ። እርሱምወጣ።

9 ዓይኑንም አነሣና ወንድሙን ብንያምን አየና፡ — ይህ የነገርኸኝ ወንድምህ ነውን? ብንያምም ወደ ዮሴፍ ቀረበ፥ ዮሴፍም እጁን በራሱ ላይ ጫነ፥ እርሱም፡ — ልጄን እግዚአብሔር ይባርክህ፡ አለው።

10፤ ዮሴፍም፡ የእናቱን፡ ልጅ፡ ወንድሙን፡ ባየ፡ ጊዜ፡ ደግሞ፡ ሊለቅስ፡ ወደ፡ ወደ፡ ጓዳውም፡ ገባ፥ በዚያም፡ አለቀሰ፡ ፊቱንም፡ ታጠበ ፡ ወጥቶም፡ ከማልቀስ፡ እርቅ፡ አለ። ምግብ.

11 ዮሴፍም የሚጠጣበት ጽዋ ነበረው፥ እርሱም በኦኒክስ ድንጋይና በድሊየም የተለበጠ የብር ነበረ፥ ከእርሱም ጋር ሊበሉ ተቀምጠው ሳሉ ዮሴፍ ጽዋውን በወንድሞቹ ፊት መታ።

12 ዮሴፍም ሰዎቹን እንዲህ አላቸው፡ — በኵሩ ሮቤል፥ ስምዖን፥ ሌዊ፥ ይሁዳ፥ ይሳኮርና ዛብሎን የአንዲት እናት ልጆች እንደ ሆኑ በዚህ ጽዋ አውቃለሁ።

13፤ ሌሎቹንም እንደየትውልድ አገራቸው አቆማቸው፥ እንዲህም አለ፡ — ይህ ታናሽ ወንድምህ ወንድም እንደሌለው አውቃለሁ፥ እኔም እንደ እርሱ ወንድም የለኝም፤ ስለዚህ ከእኔ ጋር ይበላ ዘንድ ይቀመጥ፡ አለ።

14 ብንያምም ከዮሴፍ ፊት ወጥቶ በዙፋኑ ላይ ተቀመጠ፤ ሰዎቹም የዮሴፍን ሥራ አዩ፥ በእነርሱም አደነቁ። ሰዎቹም በዚያን ጊዜ ከዮሴፍ ጋር በሉና ጠጡ፥ ስጦታንም ሰጣቸው፥ ዮሴፍም ለብንያም አንድ ስጦታ ሰጠ፥ ምናሴና ኤፍሬምም የአባታቸውን ነገር አዩ፥ ለእርሱም ደግሞ ስጦታ ሰጡት፥ ኦስናትም ሰጠው። በብንያም እጅ አንድ ስጦታ ሆኑ አምስትም ስጦታዎች ነበሩ።

15 ዮሴፍም ሊጠጡት የወይን ጠጅ አወጣቸው፥ አልጠጡምም፤ እነርሱም፡ — ዮሴፍ ከጠፋበት ቀን ጀምሮ የወይን ጠጅ አልጠጣንም፥ ጣፋጭም አልበላንም፡ አሉ።

16 ዮሴፍም ማለላቸው፥ አስጨነቃቸውም፥ በዚያም ቀን ከእርሱ ጋር ብዙ ጠጡ፤ ዮሴፍም ከእርሱ ጋር ሊነጋገር ወደ ወንድሙ ብንያም ዞረ፤ ብንያምም ገና በዮሴፍ ፊት በዙፋኑ ላይ ተቀምጦ ነበር።

17 ዮሴፍም መልሶ። ለባሪያህ አሥር ልጆች አሉኝ፤ ስማቸውም ይህ ነው፤ ቤላ፣ ቤኬር፣ አሽባል፣ ጌራ፣ ንዕማን፣ አኪ፣ ሮሽ፣ ሙፒም፣ ቹፒም፣ ኦርድ፣ ስማቸውንም ባላየሁት ወንድሜ ጠራኋቸው።

18 ዮሴፍም ሁል ጊዜ የሚያውቅበትን የከዋክብትን ካርታ ወደ እርሱ እንዲያመጡ አዘዛቸው፤ ዮሴፍም ብንያምን አለው፡ — ዕብራውያን ጥበብን ሁሉ እንደሚያውቁ ሰምቻለሁ፤ ይህን የምታውቀው ነገር አለን?

19፤ ብንያምም፡- እኔ፡ ባሪያኽ፡ አባቴ፡ ያስተማረኝን፡ ጥበብ፡ ኹሉ፡ አውቃለው፡ አለ

ው። ዮሴፍም፡ ቢንያምን፡ አለው፡ ይህን፡ ዕቃ፡ ተመልከት፡ ወደ፡ ግብጽ፡ ወረደ፡ ያልኸው፡ ወንድምኽ፡ ዮሴፍ፡ በግብጽ፡ ያለበትን፡ እወቅ።

20 ብንያምም ያ ዕቃ የሰማይ ከዋክብትን ካርታ የያዘውን ዕቃ አየ፥ ጠቢብም ነበረ፥ ወንድሙም የት እንዳለ ያውቅ ዘንድ ተመለከተ፥ ብንያምም የግብፅን ምድር ሁሉ በአራት ከፋፈለ፥ ተቀምጦም የነበረውን አገኘ። ዙፋኑም በፊቱ ወንድሙ ዮሴፍ ነበረ፥ ቢንያምም እጅግ ተደነቀ፥ ዮሴፍም ወንድሙ ብንያም እጅግ እንደ ተደነቀ ባየ ጊዜ፥ ብንያምን፡- ምን አየህ፥ ለምንስ ትደነቃለህ?

21 ብንያምም ዮሴፍን፡- ወንድሜ ዮሴፍ በዚህ ከእኔ ጋር በዙፋኑ ላይ እንደተቀመጠ አይቻለሁ፤ ዮሴፍም አለው፡ — እኔ ወንድምህ ዮሴፍ ነኝ፥ ይህን ነገር ለወንድሞችህ አትግለጥ። እነሆ ከነሱ ጋር በሄዱ ጊዜ እልክሃለሁ ወደ ከተማይቱም እንዲመለሱ አዝዣለሁ፥ ከእነርሱም አርቄሃለሁ።

፳፪ እናም ነፍሳቸውን ቢደፍሩ እና ስለ አንተ ቢዋጉ፣ በእኔ ላይ ባደረጉት ነገር ንስሃ እንደገቡ አውቃለሁ፣ እናም ራሴን ለእነርሱ አሳውቃቸዋለሁ፣ እናም እኔ በወሰድኩህ ጊዜ ከተዉህ ትኖራለህ። ከእኔ ጋር እጨቃጨቃለሁ፥ እነርሱም ይሄዳሉ፥ እኔም አላውቃቸውም።

23 በዚያን ጊዜ ዮሴፍ ከረጢቶቻቸውን እህል ይሞላ ዘንድ አዛውንቱን አዘዘ፥ የእያንዳንዱንም ገንዘብ ወደ ከረጢቱ እንዲያስቀምጥ፥ ጽዋውንም በብንያም ከረጢት ውስጥ እንዲያስቀምጥ፥ ለመንገድም ስንቅ እንዲሰጣቸው አዘዘ፥ እንዲሁ አደረጉ። እነርሱ።

24 በማግሥቱም ሰዎቹ በማለዳ ተነሡ፥ አህዮቻቸውንም እህላቸውን ጫኑ፥ ከብንያምም ጋር ወጡ፥ ከወንድማቸውም ከብንያም ጋር ወደ ከነዓን ምድር ሄዱ።

25 ዮሴፍ በቤቱ ላይ ተሹሞ የነበረውን፡ — ተነሥተህ እነዚህ ሰዎች ከግብፅ ሳይርቁ አሳደዳቸው፥ የጌታዬን ጽዋ ስለ ምን ሰረቃችሁ?

26 የዮሴፍም መኮንን ተነሥቶ ወደ እነርሱ ደረሰ፥ የዮሴፍንም ቃል ሁሉ ነገራቸው። ይህንም በሰሙ ጊዜ እጅግ ተቈጡና። የጌታህ ጽዋ የተገኘበት እርሱ ይሞታል እኛም ደግሞ ባሪያዎች እንሆናለን አሉ።

27 ፈጥነውም እያንዳንዳቸው ከረጢታቸውን ከአህያው አወረዱ፥ ወደ በርሳቸውም አዩ፥ ጽዋውም በብንያም ከረጢት ውስጥ ተገኘ፥ ሁሉም ልብሳቸውን ቀድደው ወደ ከተማይቱ ተመለሱ፥ ብንያምንም በመንገድ ላይ መቱት። ወደ ከተማይቱ እስኪገባ ድረስ ያለማቋረጥ ይመቱት ነበር፥ በዮሴፍም ፊት ቆሙ።

28 የይሁዳም ቍጣ ነደደ እንዲህም አለ፡ — ይህ ሰው ዛሬ ግብፅን አጠፋ ዘንድ ብቻ የመለሰኝ ነው።

29 ሰዎቹም ወደ ዮሴፍ ቤት መጡ፥ ዮሴፍንም በዙፋኑ ላይ ተቀምጦ አገኙት፥ ኃያላኑም ሁሉ በቀኝና በግራ ቆመው አገኙት።

30 ዮሴፍም አላቸው። የብር ጽዋዬን ወስዳችሁ የሄዳችሁት ይህ ያደረጋችሁት ነገር ምንድን ነው? ነገር ግን ወንድምህ ከየትኛው ምድር እንደ ሆነ ታውቁ ዘንድ ጽዋዬን እንደ ወሰድህ አውቃለሁ።

31 ይሁዳም፡- ለጌታችን ምን እንላለን፡ ምን እንናገራለን ራሳችንንም እናጸድቅ፡ እግዚአብሔር ዛሬ የባሪያዎችህን ሁሉ ኃጢአት አግኝቶአልና ስለዚህ ዛሬ ይህን ነገር አደረገብን፡ አለ።

32 ዮሴፍም ተነሥቶ ብንያምን ያዘ፥ ከወንድሞቹም በግፍ ወሰደው፥ ወደ ቤቱም መጥቶ በሩን ዘጋባቸው፥ ዮሴፍም በቤቱ ላይ የተሾመውን እንዲህ እንዲላቸው አዘዘው። ወደ አባታችሁ በሰላም ሂዱ፥ እነሆ ጽዋዬ የተገኘበትን ሰው ወስጄዋለሁ አለ።

ምዕራፍ 54

1 ይሁዳም የዮሴፍን ከእነርሱ ጋር ያደረገውን ባየ ጊዜ ይሁዳ ወደ እርሱ ቀረበ፥ በሩንም ከፍቶ ከወንድሞቹ ጋር ወደ ዮሴፍ ፊት ቀረበ።

2 ይሁዳም ዮሴፍን፡- በጌታዬ ፊት ከባድ አይመስልህ፥ ባሪያህ በፊትህ አንዲት ቃል እንናገር ዘንድ እለምንሃለሁ አለው። ተናገር አለው።

3 ይሁዳም በዮሴፍ ፊት ተናገረው፥ ወንድሞቹም በዚያ በፊታቸው ቆመው ነበር። ይሁዳም ዮሴፍን አለው፡ - በእውነት ምግብ ልንሸምት ወደ ጌታችን በመጣን ጊዜ የምድር ሰላዮች አድርገህ ቈጠርከን፥ ብንያምንም በፊትህ አቀረብንለት፥ ዛሬም ታሾፍብብናለህ።

4 አሁንም ንጉሱ ቃሌን ይስማ፤ ዛሬ ነፍስህ በግብፅ ከሚኖሩት ነፍስ ሁሉ ጋር እንዳትጠፋ ወንድማችንን ከእኛ ጋር ወደ አባታችን ይሄድ ዘንድ እለምንሃለሁ።

፭ ከወንድሞቼ ስምዖንና ሌዊ በእኅታችን በዲና ምክንያት በሴኬም ከተማና በሰባት የአሞራውያን ከተሞች ያደረጉትን፥ እንዲሁም ደግሞ ስለ ወንድማቸው ስለ ቢንያም ሲሉ የሚያደርጉትን አታውቅምን??

፮ እናም እኔ ከሁለቱም የሚበልጠውና የሚበረታው በጉልበቴ ወንድማችንን ለመላክ ባትወድድ በአንተና በምድርህ ላይ ዛሬ እመጣለሁ።

7፤ እኛን የመረጠን አምላካችን በፈርዖን ላይ ያደረገውን፥ ከእናታችን ከሣራም በወሰዳት፥ እርሱንም ቤተ ሰቡንም በብርቱ መቅሠፍት እንደ መታቸው፥ ግብፃውያን እስከ ዛሬ ድረስ ሲናገሩ አልሰማህምን? እርስ በርሳቸው ይህ አስደናቂ ነገር? ዛሬ ከአባቱ ስለ ወሰድከው በብንያምም ምክንያት አምላካችንም እንዲሁ ያደርግብሃል፥ ዛሬም በአገርህ ላይ ስለምታከማችልን ክፉ ነገር። ዛሬ የአባታችንን ነፍስ አሳዝነሃልና አምላካችን ከአባታችን ከአብርሃም ጋር የገባውን ቃል ኪዳን ያስባል፥ በአንተም ላይ ክፉ ነገር ያመጣብሃልና።

8 አሁንም ዛሬ ለአንተ የነገርሁህን ቃሌን ስማ፤ አንተና የምድርህም ሰዎች በሰይፍ እንዳትሞቱ ወንድማችንን ስደድ፤ ሁላችሁም ልታሸንፉኝ አትችሉም።

9 ዮሴፍም ለይሁዳ እንዲህ ሲል መለሰለት፡ — ለምን አፍህን ከፈትህ? በፈርዖን ሕያው

እምላለሁ፥ ጽኑዓኖቼን ሁሉ ከእናንተ ጋር እንዲዋጉ ባዝዝ፥ አንተና እነዚህ ወንድሞችህ በጭቃ ውስጥ ትሰምጡ ነበር።

10 ይሁዳም ዮሴፍን አለው። ሕያው እግዚአብሔርን! ሰይፌን አንድ ጊዜ ብመዝዝ ግብፅን ሁሉ ዛሬ እስካጠፋው ድረስ አልነድፈውም፤ ከአንተም ጋር እነሣለሁ ከጌታህም ከፈርዖን ጋር እጨርሳለሁ።

11 ዮሴፍም መለሰ። እኔ ከአንተ የበለጠ ብርቱ ነኝ፤ ሰይፍህን ብትመዘዝም በአንገትህና በወንድሞችህ አንገት ላይ አኖራለሁ።

12 ይሁዳም አለው፡ — ዛሬ አፌን በአንተ ላይ ብከፍት ከምድር ላይ ትጠፋለህ፥ ዛሬም ከመንግሥትህ እንድትጠፋ እውጥሃለሁ። ዮሴፍም አለ። በፊታችን ስንት ድንጋዮች እንዳሉ ተመልከት፤ በእውነት ድንጋይ ወስጄ አፍህ አስገድደው መንጋጋህን እሰብራለሁ አለው።

13፤ ይሁዳም፡- ከአንተ፡ ጋራ፡ እስከ፡ ዛሬ፡ እንዋጋ፡ እንጂ፡ ወንድማችንን፡ ስጠን፥ ከአንተም፡ እንኼዳለን፡ እንደ፡ ኾነ፡ እግዚአብሔር፡ በመካከላችን፡ ምስክር፡ ነው። ዮሴፍም መለሰ። ሕያው በሆነው በፈርዖን እምላለሁ የከነዓን ነገሥታት ሁሉ ከአንተ ጋር ቢሰበሰቡ ከእጄ እንዳትወስደው አለው።

14፤ አሁንም ወደ አባትህ ሂድ፥ ወንድምህም የንጉሥን ቤት ዘርፎአልና ለእኔ ባሪያ ይሁን። ይሁዳም አለ፡ — ለአንተ ወይም የንጉሥ ባሕርይ ምንድር ነው ንጉሡ ከቤቱ ወደ አገሩ ሁሉ ብርንና ወርቅን በስጦታ ወይም በዋጋ ይልካል፤ አንተም ስላደረግከው ጽዋ ትናገራለህ። በወንድማችን ከረጢት ውስጥ ሰረቀህ ትላለህ?

15 ወንድማችን ብንያም ወይም የአብርሃም ዘር ከአንተ ወይም ከማንም ሰው፣ ንጉሥ ቢሆን፣ አለቃ ወይም ሰው ሁሉ ይህን ነገር ያደርግ ዘንድ ይጠብቀው።

16፤ አሁንም፡ — የግብፅ ንጉሥ በጥቂት ብር ከሰዎቹ ጋር ተከራከረ፥ ከሰሳቸውም፥ ወንድማቸውንም ባሪያ አድርጎ ወሰደ፡ የሚለውን ቃልህን ምድር ሁሉ እንዳይሰማ ይህን ክስ ተው።

17 ዮሴፍም መለሰ፡ — ይህን ጽዋ ለእናንተ ውሰዱ ከእኔም ዘንድ ኺዱ፥ ወንድማችሁንም ለባርነት ተወው፥ ባሪያ መሆን የሌባ ፍርድ ነውና።

18 ይሁዳም፡- ወንድማችንን ትተህ ጽዋህን ትወስድ ዘንድ በቃልህ ለምን አታፍርም? ጽዋህን ወይም ሺህ ጊዜ ብትሰጠን፥ ወንድማችንን በእርሱ ላይ እንዳንሞት በማንም እጅ ባለው ብር አንተወውም።

19 ዮሴፍም መለሰ። ወንድምህን ስለ ምን ትተህ እስከ ዛሬ ድረስ በሃያ ብር ሸጠህለት፤ ታዲያ በዚህ ወንድምህ ላይ ለምን እንዲህ አታደርግም?

20 ይሁዳም አለ። አሁንም ወንድማችንን ስጠን ከአንተም ሳንከራከር እንሄዳለን።

21 ዮሴፍም መለሰ። የአገሩ ነገሥታት ሁሉ ቢሰበሰቡ ወንድማችሁን ከእጄ ሊወስዱት አይችሉም። ይሁዳም።

22 ዮሴፍም መለሰ።

23 ይሁዳም አለ፡ — አንተ በእውነት ንጉሥ ነህ፥ ይህንስ ለምን ትናገራለህ?እንደ አንተ ያለ ንጉሥ ወዮለት።

24 ዮሴፍም መለሰ እንዲህ አለ፡ — ስለ ወንድማችሁ ስለ ዮሴፍ በተናገርሁት ቃል ውስጥ የውሸት ፍርድ የለም፤ ሁላችሁም በሃያ ብር ለምድያማውያን ሸጣችሁት፥ ሁላችሁም ለአባታችሁ ካዳችሁ፥ ብላችኋልና። ክፉ አውሬ በልቶታል፥ ዮሴፍም ተሰብሯል አለው።

25 ይሁዳም አለ። ዮሴፍም መለሰ፡ — ልጆቻችሁን የገደለችው አማችሽ ትዕማር የሴኬምን እሳት አጥፍታለች።

26 ይሁዳም አለ፡ — ከሥጋዬ አንዲት ጠጉር ባወጣ፥ ግብጽን ሁሉ በደሟ እሞላታለሁ።

27 ዮሴፍም መለሰ እንዲህ አለ፡ — በሸጣችሁት ወንድምህ ላይ እንዳደረግህ እንዲሁ ታደርግ ዘንድ ልማድህ ነው፥ ልብሱንም በደም ነክተህ ወደ አባትህ አመጣህለት ክፉ አውሬ በልቶታልና እነሆ፥ እነሆ ደሙ.

28፤ ይሁዳም፡ ይህን፡ ነገር፡ በሰማ፡ ጊዜ፡ እጅግ፡ ተቈጣ፥ ቍጣውም፡ ነደደ፥ በዚያም፡ ስፍራ፡ ሚዛን፡ አራት፡ መቶ፡ ሰቅል
የሚያህል፡ ድንጋይ፡ ነበረ፥ የይሁዳም፡ ቍጣ፡ ነደደ፥ ድንጋዩንም፡ ወሰደ። አንድ እጁን ወደ ሰማይ ጣላት እና በግራ እጁ ያዘው.

29፤ ከዚያም፡ ከእግሮቹ፡ በታች፡ አኖረው፥ በፍጹም፡ ኃይሉ፡ ተቀመጠበት፥ ድንጋዩም፡ ከይሁዳ፡ ኀይል፡ የተነሣ፡ ትቢያ፡ ኾነ።

30 ዮሴፍም የይሁዳን ነገር አይቶ እጅግ ፈራ፥ ልጁንም ምናሴን አዘዘው፥ እንደ ይሁዳም ሥራ ያለ ሌላ ድንጋይ አደረገ፤ ይሁዳም ወንድሞቹን፡- ከእናንተ ማንም እንዲህ አይበል። ሰው ግብፃዊ ነው፤ ይህን በማድረግ ግን የአባታችን ቤተሰብ ነው።

31 ዮሴፍም አለ፡ — ኃይልን የሚሰጣችሁ ለእናንተ ብቻ አይደለም፥ እኛ ደግሞ ኃያላን ሰዎች ነንና፥ ስለ ምን ሁላችን ትመካላችሁ? ይሁዳም ዮሴፍን።

32 ዮሴፍም መለሰ እንዲህ አላቸው።

33 ይሁዳም ወንድሙን ንፍታሌምን ተናገረው፥ እንዲህም አለው። ስምዖንም። ይህ ነገር አያስጨንቅህ፤ አሁንም ወደ ተራራው እሄዳለሁ፥ ከተራራውም አንድ ትልቅ ድንጋይ አንስቼ በግብፅ ያለውን ሁሉ እዘረጋዋለሁ፥ በውስጡም ያሉትን ሁሉ እገድላለሁ።

34፤ ዮሴፍም፡ ወንድሞቹ፡ በፊቱ፡ የተናገሩትን፡ ይህን፡ ቃል፡ ኹሉ፡ ሰማ፥ እብራይስጥም፡ መናገርን የማያውቅ መስሎአቸው ነበርና፡ ዮሴፍ፡ እንደ፡ ተረዳላቸው፡ አላወቁም።

35 ዮሴፍም ግብፅን እንዳያጠፉ ከወንድሞቹ ቃል የተነሣ እጅግ ፈራ፥ ልጁንም ምናሴን እንዲህ ሲል አዘዘው፡ — ሂድ፥ አሁን ፈጥነህ በግብፅ የሚኖሩትን ሁሉ ጽኑዓን የሆኑትንም ሁሉ ወደ እኔ ሰብስብ፥ አሁን በፈረስና በእግራቸው እንዲሁም በዜማ ዕቃ ሁሉ ወደ እኔ መጡ፤ ምናሴም ሄዶ እንዲሁ አደረገ።

36 ንፍታሌምም ይሁዳ እንዳዘዘው ሄደ፤ ንፍታሌምም ፈጣኑ ካሉት ሚዳቋዎች እንደ አንዱ ቀለል ያለ እግሩ ነበርና፥ በእህልም እሸት ላይ ይሄድ ነበር፥ እነርሱም አይሰበሩም ነበር።

37 ሄዶም የግብፅን ጎዳናዎች ሁሉ ቈጠረ፥ አሥራ ሁለትም ሆነው አገኛቸው፤ ፈጥኖም መጥቶ ለይሁዳ ተናገረ፤ ይሁዳም ወንድሞቹን፡- ፈጥናችሁ እያንዳንዳችሁ ሰይፉን በወገቡ ላይ አድርጉ፥ እኛም እንመጣለን። በግብፅ ላይ፥ ሁሉንም ምታቸው፥ የተረፈውምአይቀር።

38 ይሁዳም አለ። ይሁዳም ይህን ነገር በተናገረ ጊዜ፥ እነሆ፥ የግብፅ ሰዎችና ኃያላኑ ሁሉ የዜማ ዕቃ ሁሉ በታላቅ ድምፅም እየጮኹ ወደ እነርሱ መጡ።

39 ቍጥራቸውም አምስት መቶ ፈረሰኞችና አሥር ሺህ እግረኞች፥ አራት መቶም ያለ ሰይፍና ጦር፥ በእጃቸውና በጉልበታቸው ብቻ የሚዋጉ ነበሩ።

40 ኃያላኑም ሁሉ በታላቅ ማዕበልና እልልታ መጡ፥ ሁሉም የያዕቆብን ልጆች ከበቡአቸው፥ አስፈሩአቸውም፥ ከጩኸታቸውም ድምፅ የተነሣ ምድር ተናወጠች።

41 የያዕቆብም ልጆች እነዚህን ጭፍሮች ባዩ ጊዜ ነፍሳቸውን እጅግ ፈሩ፣ ዮሴፍም የያዕቆብን ልጆች እንዲያስፈራራቸው አደረገ።

42 ይሁዳም ከወንድሞቹ አንዳንዶቹ ፈርተው አይቶ፡ —የእግዚአብሔር ጸጋ ከእኛ ጋር ሳለ ስለ ምን ትፈራላችሁ?ይሁዳምየግብፅን ሰዎች ሁሉ ያስደነግጣቸው ዘንድ በዮሴፍ ትእዛዝ ከበቡአቸው ባየ ጊዜ ዮሴፍ ብቻ ከእነርሱ ማንንምአትንኩ ብሎአዘዛቸው።

43 ይሁዳም ፈጥኖ ሰይፉን መዘዘ፥ ታላቅና መራራ ጩኸት አደረገ፥ በሰይፉም መታው፥ በምድርምላይ ረጨ፥ አሁንምበሕዝቡ ሁሉ ላይ ጮኸ።

44 ይህንም ነገር ባደረገ ጊዜ እግዚአብሔር የይሁዳንና የወንድሞቹን ድንጋጤ በኃያላኑ ሰዎችና በዙሪያቸው ባለው ሕዝብ ሁሉ ላይ እንዲወድቅ አደረገ።

45፤ ሁሉም ከጩኸቱ ድምፅ የተነሣ ሸሹ፥ ፈርተውም አንዱ በሌላው ላይ ወደቁ፥ ብዙዎችም በወደቁ ጊዜ ሞቱ፥ ሁሉም ከይሁዳና ከወንድሞቹ ከዮሴፍምፊት ሸሹ።

46 እነርሱም በሸሹ ጊዜ ይሁዳና ወንድሞቹ ወደ ፈርዖን ቤት አሳደዷቸው፤ ሁሉም አመለጠ፤ ይሁዳም በዮሴፍ ፊት ተቀምጦ እንደ አንበሳ አገሣው፥ ታላቅና ታላቅ ጩኸትምጮኸበት።

47፤ ጩኸቱም ከሩቅ ተሰማ፥ የሱኮትም ሰዎች ሁሉ ሰሙ፤ ግብፅም ሁሉ ከጩኸቱ ድምፅ የተነሣ ተናወጠች፥ የግብፅና የጎሼንም ምድር ከምድር መንቀጥቀጥ የተነሣ ወደቀ። ፤ ፈርዖንም ደግሞ ከዙፋኑ በምድር ላይ ወደቀ፥ የግብፅና የጌሤምነፍሰ ጡር ሴቶች ሁሉ እጅግ ፈርተው ነበርና የድንጋጤውን ድምፅ በሰሙ ጊዜ አስጨንቀዋል።

48 ፈርዖንም። ይህ ዛሬ በግብፅ ምድር የሆነው ነገር ምንድን ነው? ብሎ ላከ። መጥተውም ነገሩን ሁሉ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻ ነገሩት ፈርዖንም ደነገጠ ተደነቀም እጅግም ፈራ።

49፤ ይህንም፡ ኹሉ፡ በሰማ፡ ጊዜ፡ ፍርሃቱ፡ ጨመረ፥ ወደ፡ ዮሴፍም፡ ላከ። በዚያ ሌባ ባሪያ ምን ታደርጋለህ?አሰናበተው፥ ከወንድሞቹም ጋር ይሂድ፥ እኛም በክፋታቸውም አንጠፋም፤ አንተና ግብፅ ሁሉ።

50 ይህንም ነገር ለማድረግ ባትወድድ፥ ሀብቴን ሁሉ ከአንተ ጣል፥ ብትወድስም ከእነርሱ ጋር ወደ ምድራቸው ሂድ፤ ዛሬ አገሬን ሁሉ ያጠፋሉና ሕዝቤንም ሁሉ ይገድላሉና። የግብፅ ሴቶች ሁሉ እንኳ በጩኸታቸው ተጨንቀዋል; በጩኸታቸውና በመናገራቸው ብቻ ያደረጉትን እዩ፤ ደግሞም በሰይፍ ቢዋጉ ምድሪቱን ያጠፋሉ። አሁንም እኔን ወይም ዕብራውያንን፥ ግብጽንም ቢሆን ወይም የዕብራውያንን አገር፥ የምትሻውን ምረጥ።

51 እነርሱም መጥተው ስለ እርሱ የተናገረውን የፈርዖንን ቃል ሁሉ ለዮሴፍ ነገሩት፤ ዮሴፍም ከፈርዖን ቃል የተነሣ እጅግ ፈራ፥ ወንድሞቹም በዮሴፍ ፊት ቆመው ተቆጥተው ተቈጡየያዕቆብምልጆች ሁሉ አገሡ። በዮሴፍ ላይ እንደ ባሕር ጩኸት እና ማዕበል.

52 ዮሴፍምስለ ወንድሞቹና ስለ ፈርዖን እጅግ ፈራ፤ ዮሴፍም ግብጽን ሁሉ እንዳያጠፉ ለወንድሞቹ እንዲገለጥ ሰበብ ፈለገ።

53 ዮሴፍም ልጁን ምናሴን አዘዘው፥ ምናሴም ሄዶ ወደ ይሁዳ ቀረበ፥ እጁንምበጫንቃውላይ አደረገ፥ የይሁዳምቍጣጸና።

54 ይሁዳም ወንድሞቹን እንዲህ አለ፡ — ከእናንተ ማንም።

55 ዮሴፍምአይቶ የይሁዳ ቍጣእንደረጋ ባወቀ ጊዜ በየዋህነት ቋንቋ ለይሁዳ ሊናገር ቀረበ።

56 ዮሴፍም ይሁዳን አለው፡ — በእውነት ትናገራላችሁ፥ ዛሬም ስለ ኃይላችሁ የምትናገሩትን አረጋግጣችኋል፤ የሚወድባችሁም አምላካችሁ ደህንነትን ያብዛላችሁ። ነገር ግን ከወንድሞችህ ሁሉ ስለ ብላቴናውከእኔ ጋር ለምን ትከራከራለህ በእውነት ንገረኝ ከእነርሱ አንድም ቃል ስለ እርሱ አልተናገረልኝም።

57 ይሁዳምለዮሴፍ እንዲህ ሲል መለሰለት፡ — ለብላቴናው ለአባቱ ተጠብቄ እንደ ሆንሁ በእውነት ታውቃለህ፤ ወደ እርሱ ካላመጣሁት ለዘላለምበደሉን እሸከማለሁ።

፶፰ ስለዚህ ከወንድሞቼ ሁሉ ወደ አንተ ቀርቤአለሁ፣ ምክንያቱም ከአንተ ዘንድ እንዲሄድ ልትፈቅድለት እንዳልፈለግህ አይቻለሁና፤ እንግዲህ ከእኛ ጋር እንዲሄድ እንድትልከው በፊትህ ሞገስን አገኝ ዘንድ እፈቅዳለሁ፣ እናም እነሆ በእርሱ ምትክ እሆናለሁ፣ በምትወደውም ሁሉ ላገለግልህ፣ ወደምትልከኝ ስፍራ ሁሉ አገለግልህ ዘንድ እሄዳለሁና። በታላቅ ጉልበት.

59 አሁንም በአንተ ላይ ወደ ዐመፀ ወደ ኃያል ንጉሥ ስደኝ፥ በእርሱና በአገሩም ላይ የማደርገውን ታውቃለህ። ፈረሰኛና እግረኛ ወይም እጅግ ኃያል ሕዝብ ቢኖረው፥ ሁሉንም እገድላለሁ የንጉሡንም ራስ በፊትህ አመጣለሁ።

60 አባታችን አብርሃም ከአገልጋዩ ከአልዓዛር ጋር በአንድ ሌሊት የኤላምን ነገሥታት ሁሉ ከሠራዊታቸው ጋር እንደ መታ አንድ ስንኳ እንዳልቀረ አታውቅምን?ከዚያን ቀን ጀምሮ የአባታችን ኃይል ለእኛና

ለዘራችን ለዘላለም ርስት አድርጎ ተሰጥቶናል።

61 ዮሴፍም መልሶ እንዲህ አለ፡ — እውነት ትናገራላችሁ ውሸትም በአፋችሁ የለም፤ ደግሞም ዕብራውያን ኃይል እንዳላቸው ተነግሮናልና ጌታ አምላካቸውም እጅግ እንደሚወድ ተነግሮናልና ማንስ በፊታቸው ሊቆም ይችላል?

62 ነገር ግን ከአንተ ወደ ግብፅ ወረደ ያልከውን የእናቱን ልጅ ወንድሙን በፊቴ ታመጣለህ እንደ ሆነ ወንድምህን በዚህ ምክንያት እልካለሁ። ወንድሙንም ወደ እኔ ባመጣችሁ ጊዜ እኔ በእርሱ ፋንታ እወስደዋለሁ። ደህንነት የነበራችሁለት።

63 ይሁዳም ይህን ነገር በተናገረ ጊዜ በዮሴፍ ላይ ተቈጣ፥ ዓይኖቹም በቍጣ ደም አፍስሱ፥ ወንድሞቹንም፡- ይህ ሰው ዛሬ የራሱንና የግብፅን ሁሉ ጥፋት እንዴት ይፈልጋል?

64 ስምዖንም ለዮሴፍ እንዲህ ሲል መለሰለት፡ — መጀመሪያ የሄደበትን ስፍራ፥ ሞቶም ወይም ሕያው እንደ ሆነ እንደማናውቅ በመጀመሪያ አልነገርንህምን? ጌታዬስ እንደዚህ ያለ ነገር የሚናገረው ስለ ምንድር ነው?

65 ዮሴፍም የይሁዳን ፊት ተመልክቶ፡ — በዚህ በወንድም ፋንታ ሌላውን ወንድማችሁን አምጡልኝ፡ ብሎ በነገረው ጊዜ ቍጣው እንደ ነደደ አወቀ።

66 ዮሴፍም ወንድሞቹን እንዲህ አለ፡ — ወንድማችሁ ሞቶ ነበር ወይም ጠፋ ብላችኋል፤ አሁን ዛሬ ብጠራው በፊታችሁም ቢመጣ በወንድሙፋንታ ለእኔ ትሰጡታላችሁን?

67 ዮሴፍም ይናገር ጀመርና፡ — ዮሴፍ ሆይ፥ ዮሴፍ ሆይ፥ ዛሬ በፊቴ ና፥ ለወንድሞችህም ተገለጠ፥ በፊታቸውም ተቀመጥ፡ ብሎ ጮኸ።

68 ዮሴፍም ይህን ነገር በፊታቸው በተናገረ ጊዜ ዮሴፍ በፊታቸው እንዲመጣ ከወዴት እንደሚመጣ ለማየት እያንዳንዳቸው በየመንገዱ ተመለከቱ።

69 ዮሴፍም ሥራቸውን ሁሉ ተመለከተ፥ እንዲህም አላቸው። ለግብፅ የሸጣችሁት እኔ ዮሴፍ ነኝ፤ ስለዚህ እኔን ስለሸጣችሁኝ አያሳዝናችሁ፤ እግዚአብሔር በራብ ጊዜ ረድቶኛልና ከእናንተ በፊት ልኮኛልና።

70 ወንድሞቹም የዮሴፍን ቃል በሰሙ ጊዜ በእርሱ እጅግ ፈሩ ይሁዳም በእርሱ እጅግ ፈራ።

71 ብንያምም የዮሴፍን ቃል በሰማ ጊዜ በፊታቸው በቤቱ ውስጠኛ ክፍል ነበር ብንያምም ወደ ወንድሙ ወደ ዮሴፍ ሮጠ፥ አቅፎም አንገቱ ላይ ተደፍቶ አለቀሱ።

72 የዮሴፍም ወንድሞች ብንያም በወንድሙ አንገት ላይ ወድቆ ከእርሱ ጋር እንዳለቀሱ ባዩ ጊዜ፣ እነርሱ ደግሞ በዮሴፍ ላይ ወድቀው አቀፉት፣ ከዮሴፍም ጋር ታላቅ ልቅሶ አለቀሱ።

73 በዮሴፍም ቤት የዮሴፍ ወንድሞች እንደ ሆኑ ድምፅ ተሰማ፣ ፈርዖንም እጅግ ደስ አለው ግብፅን እንዳያጠፉ ፈርቷቸው ነበር።

74 ፈርዖንም ባሪያዎቹን ወደ ዮሴፍ ላከ፤ ወደ እርሱ ስለ መጡት ወንድሞቹ እንዲያመሰግኑት፥ በግብፅም የነበሩት የሠራዊት አለቆችና ጭፍራዎች ሁሉ ከዮሴፍ ጋር ደስ ሊላቸው መጡ፤ ግብፅም ሁሉ በዮሴፍ ወንድሞች ደስ አላቸው።

75፤ ፈርዖንም፡ ባሪያዎቹን፡ ወደ፡ ዮሴፍ፡ ላከ፡ እንዲህም፡ አደረጉ።

76፤ ዮሴፍም፡ በቤቱ፡ ላይ፡ የተሾመውን፡ ለወንድሞቹ፡ ስጦታና፡ ልብስ፡ ያወጣላቸው ዘንድ፡ አዘዘ፥ ብዙ፡ ልብስም፡ የመንግሥት፡ መጎናጸፊያና፡ ብዙ፡ ስጦታ፡ አወጣላቸው፥ ዮሴፍም፡ ለወንድሞቹ፡ አከፋፈላቸው።

77 ለየወንድሞቹም መለወጫ የወርቅና የብር ልብስ ሦስት መቶም የብር ሰቅል ሰጣቸው፤ ዮሴፍም ሁሉንም እነዚህን ልብሶች ይልበሱና ወደ ፈርዖን ፊት ያቀርቡአቸው ዘንድ አዘዘ።

78 ፈርዖንም የዮሴፍ ወንድሞች ሁሉ ጽኑዓን ሰዎችና የተዋቡ እንደ ሆኑ ባየ ጊዜ እጅግ ደስ አለው።

79 ከዚያም በኋላ ወደ ከነዓን ምድር ወደ አባታቸው ይሄዱ ዘንድ ከፈርዖን ፊት ወጡ፤ ወንድማቸውም ብንያም ከእነርሱ ጋር ነበረ።

80 ዮሴፍም ተነሥቶ ከፈርዖን አሥራ አንድ ሰረገሎች ሰጣቸው፤ ዮሴፍም አባቱን ወደ ግብፅ ይወስድ ዘንድ በግብፅ ዘውድ በተቀዳጀበት ቀን የተቀመጠበትን ሰረገላውን ሰጣቸው። ዮሴፍም የወንድሞቹን ልጆች ሁሉ እንደ ቍጥራቸው መጠን ልብስ፥ ለእያንዳንዳቸውም መቶ ብር ሰደደ፥ ከንጉሡም ሚስቶች ልብስ ወደ ወንድሞቹ ሚስቶች ልብስ ሰደደ፥ ሰደዳቸውም። .

81 ከእነርሱም ጋር ወደ ከነዓን ምድር ይሄዱ ዘንድ ለልጆቻቸውና ወደ ግብፅ በሚመጡት ጊዜ ያላቸውን ሁሉ ያገለግሉ ዘንድ ለወንድሞቹ አሥር ሰዎች ለእያንዳንዱ ወንድሞቹ ሰጣቸው።

82፤ ዮሴፍም፡ ከቀሩት፡ ከያዕቆብ፡ ልጆች፡ ልጆች፡ በላይ፡ ዐሥር፡ ጋሶች፡ በወንድሙ፡ ብንያም፡ እጅ፡ ለአሥሩ፡ ልጆቹ፡ ላከ።

83፤ ለእያንዳንዱም፡ ሃምሳ፡ ብር፡ ዐሥር፡ ሠረገላ፡ በፈርዖን፡ ላይ፡ ሰደደ፡ ወደ፡ አባቱም፡ የግብጽ፡ ቅንጦት፡ ኹሉ፡ የተጫኑ፡ አህዮችን፥ ለአባቱም፡
እህልና፡ እንጀራና፡ መብል፡ የተጫኑ፡ ዐሥር አህዮችን ሰደደ። ፤ ከእርሱም ጋር ለነበሩት ሁሉ ለመንገድ ስንቅ።

84 ወደ እህቱም ዲና የብርና የወርቅ ልብስ፣ ዕጣን፣ ከርቤ፣ የእሬትና የሴቶች ጌጣጌጥ እጅግ ብዙ ላከ፤ ይህንም ከፈርዖን ሚስቶች ወደ ቢንያም ሚስቶች ላከ።

፰፭ እናም ለወንድሞቹ ሁሉ፣ ደግሞ ለሚስቶቻቸው፣ ሁሉንም አይነት የመረግድ ድንጋይ፣ ብዴሊየም፣ እና በታላላቅ የግብፅ ህዝብ መካከል ካሉት ውድ ነገሮች ሁሉ ዮሴፍ ከላከው በቀር ምንም አልቀረም ሰጣቸው። የአባት ቤት.

86 ወንድሞቹንም አሰናበታቸው፥ ሄዱም፥ ወንድሙንም ብንያምን ከእነርሱ ጋር ሰደደ።

87 ዮሴፍም ከእነርሱ ጋር ወደ ግብፅ ዳርቻ ይሄድ ዘንድ ወጣ፤ ወደ ግብፅም ይመጡ ዘንድ ስለ አባቱና ስለ ቤተሰቡ አዘዛቸው።

88 እንዲህም አላቸው፡ — በመንገድ ላይ አትከራከሩ፤ ይህ ነገር ብዙ ሕዝብ እንዳይራብ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነውና፥

በምድርም ላይ ገና አምስት ዓመት ራብ ይሆናልና።

89 ወደ ከነዓን ምድር በወሰዳችሁ ጊዜ በዚህ ነገር በድንገት ወደ አባቴ ፊት አትቅረቡ፥ ነገር ግን በጥበብ አድርጉት ብሎ አዘዛቸው።

90 ዮሴፍም ማዘዛቸውን ተወ፥ ተመልሶም ወደ ግብፅ ተመለሰ፤ የያዕቆብም ልጆች ወደ ከነዓን ምድር በደስታና በደስታ ወደ አባታቸው ያዕቆብ ሄዱ።

91 ወደ አገሩም ዳርቻ መጡ፥ እርስ በርሳቸውም፦ በዚህ ጉዳይ በአባታችን ፊት ምን እናድርግ፥ ድንገት ወደ እርሱ ቀርበን ነገሩን ብንነግረው፥ በቃላችን እጅግ ይደነግጣል ተባባሉ። እና አያምነንም።

92 እናም ወደ ቤታቸው እስኪቀርቡ ድረስ ሄዱ፣ እናም የአሴርን ልጅ ሴራክን ሊቀበላቸው ስትወጣ አገኙት፣ ብላቴናይቱም በጣም ጎበዝ እና ብልህ ነበረች፣ እና በበገና መጫወት ታውቃለች።

93 ወደ እርስዋም ጠሩአት፥ በፊታቸውም ቀረበች፥ ሳመቻቸውም፥ ወስደውም መሠንቆ ሰጧት፥ እንዲህም ብለው፦ በአባታችን ፊት ሂጂ፥ በፊቱም ተቀመጥ፥ በገናም ምታ፥ ይህንም ተናገር አሉ። ቃላት ።

94 ወደ ቤታቸውም እንድትሄድ አዘዟት፥ በገናም ወስዳ በፊታቸው ቸኰለች፥ መጥታም በያዕቆብ አጠገብ ተቀመጠች።

95 እርስዋም ጥሩ ተጫውታ ዘፈነች፣ በቃሏም ጣፋጭነት እንዲህ አለች፣ አጎቴ ዮሴፍ በህይወት አለ፣ እናም በግብፅ ምድር ሁሉ ገዛ፣ እናም አልሞተም።

96 እሷም እነዚህን ቃላት ደገመች እና ተናገረች፣ ያዕቆብም ቃሏን ሰማ፣ እናም በእርሱ ተስማሙ።

97 እሷም ሁለት ጊዜ እና ሶስት ጊዜ ስትደግማቸው አዳመጠ፣ እናም ከቃሏ ጣፋጭ የተነሣ ደስታ ወደ ያዕቆብ ልብ ገባ፣ የእግዚአብሔርም መንፈስ በእርሱ ላይ ነበረ፣ እናም ቃሏ ሁሉ እውነት መሆኑን አውቆ ነበር።

98 ያዕቆብም ይህን ቃል በፊቱ በተናገረች ጊዜ ሴራክን ባረከው፥ እንዲህም አላት። በቃልህ ሁሉ አስደስተህኛልና እንደ ተናገርህ በፊቴ ተናገር።

99 እርስዋም እነዚህን ቃላት መዘመር ቀጠለች፣ ያዕቆብም ሰማ እና ደስ አለው፣ እናም ደስ አለው፣ እናም የእግዚአብሔር መንፈስ በእርሱ ላይ ነበረ።

100 እርሱም ከእርስዋ ጋር ሲነጋገር፥ እነሆ፥ ልጆቹ ፈረሶችንና ሰረገላዎችን፥ የንግሥና ልብሶችንም ባሪያዎችም ይዘው በፊታቸው እየሮጡ ወደ እርሱ መጡ።

101 ያዕቆብም ሊቀበላቸው ተነሣ፥ ልጆቹንም የንግሥና ልብስ ለብሰው አየ፥ ዮሴፍም የላከላቸውን መዝገብ ሁሉ አየ።

102 እነርሱም፡ — ወንድማችን ዮሴፍ በሕይወት እንዳለ፥ እርሱም በግብፅ ምድር ሁሉ የሚገዛ እርሱ ነው፥ እንደነገርኸህም የተናገረን እርሱ እንደ ሆነ ተናገር፡ አሉት።

103 ያዕቆብም የልጆቹን ቃል ሁሉ ሰማ፥ በቃላቸውም ልቡ አዘነ፥ ዮሴፍ የሰጣቸውን ሁሉ፥ የላከውንም፥ ዮሴፍ የተናገራቸውን ምልክቶች ሁሉ እስካየ ድረስ ሊያምናቸው አልቻለምና። እነርሱ።

104 በፊቱም ከፍተው ዮሴፍ የላከውን ሁሉ አሳዩት፣ ለእያንዳንዱም ዮሴፍ የላከውን ሰጡ፣ እናም እነሱ እውነትን እንደተናገሩ አወቀ፣ እናም በልጁ ታሪክ እጅግ ተደሰተ።

105 ያዕቆብም አለ፡ — ልጄ ዮሴፍ በሕይወት መኖሬ ይበቃኛል፤ ሳልሞት ሄጄ አየዋለሁ።

106 ልጆቹም የደረሰባቸውን ሁሉ ነገሩት፤ ያዕቆብም፦ ልጄንና ዘሩን ለማየት ወደ ግብፅ እወርዳለሁ አለ።

107 ያዕቆብም ተነሥቶ ዮሴፍ የላከውን ልብስ አለበሰው፥ አጥቦም ጸጉሩንም ከተላጨ በኋላ ዮሴፍ የላከውን ጥምጣም አደረገ።

108፤ የያዕቆብም፡ ቤት፡ ሰዎች፡ ኹሉና፡ ሚስቶቻቸው፡ ዮሴፍ፡ የላከላቸውን፡ ልብስ፡ ለበሱ፤ ዮሴፍም፡ በግብጽ፡ በመግዛቱ፡ እጅግ፡ ሕያው ሆኖ፡ ስለ፡ ነገሠ፡ እጅግ፡ ደስ፡ አላቸው።

109፤ የከነዓንም፡ ሰዎች፡ ኹሉ፡ ይህን፡ ነገር፡ ሰምተው፡ መጥተው፡ ከያዕቆብ፡ ጋራ፡ ደስ፡ አላቸው።

110 ያዕቆብም ሦስት ቀን ግብዣ አደረገላቸው የከነዓንም ነገሥታት ሁሉ የምድርም መኳንንት በልተው ጠጡ በያዕቆብም ቤት ደስ አላቸው።

ምዕራፍ 55

1 ከዚህም በኋላ ያዕቆብ እንዲህ አለ፡ — ልጄን በግብፅ አይቼአለሁ፥ ከዚያም በኋላ እግዚአብሔር ለአብርሃም ወደ ተናገረው ወደ ከነዓን ምድር እመለሳለሁ፥ ከተወለድኩበት ምድር መውጣት አልችልምና .

2፤ እንሆ፡ የእግዚአብሔር፡ ቃል፡ ወደ፡ ርሱ፡ መጣ፡ እንዲህ፡ ሲል፡
መጣለት፡ ከዚህ፡ ጋራ፡ ወደ፡ ግብጽ፡ ውረድ፡ በዚያም፡ ተቀመጥ፡ ወደ፡ ግብጽ፡ መውረድ፡ አትፍራ፡ በዚያ፡ ታላቅ፡ ሕዝብ፡ አደርግኻለኹና ።

3 ያዕቆብም በልቡ፡ — በግብፅ በሚኖሩ ሁሉ መካከል አምላኩን መፍራት በልቡ እንዳለ እንደ ሆነ ልጄን እሄዳለሁ፡ አለ።

4፤ እግዚአብሔርም፡ ያዕቆብን፡ አለው፡ ስለ ዮሴፍ፡ አትፍራ፡ በፊትኽ፡ መልካም፡ እንደመሰለኝ፡ ለማገልገል፡ አሁንም ንጹሕ አቋሙን ይይዛልና፡ ያዕቆብም በልጁ እጅግ ደስ አለው።

5 በዚያን ጊዜ ያዕቆብ እንደ እግዚአብሔር ቃል ወደ ግብፅ ይሄዱ ዘንድ ልጆቹንና ቤተሰዎቹን አዘዘ፤ ያዕቆብም ከልጆቹና ከቤተሰቡ ሁሉ ጋር ተነሣ፥ ከከነዓን ምድርም በደስታ ከቤርሳቤህ ወጣ። የልብ ደስታም ወደ ግብፅ ምድር ሄዱ።

6 ወደ ግብፅም በቀረቡ ጊዜ ያዕቆብ በግብፅ ያለውን ሁኔታ ያሳየው ዘንድ ይሁዳን ወደ ዮሴፍ ከእርሱ በፊት ሰደደው፤ ይሁዳም እንደ አባቱ ቃል አደረገ፥ ፈጥኖም ሮጦ ወደ ዮሴፍ መጣ። ለቤቱም ሁሉ በጌሤም ምድር ስፍራ ሰጡአቸው ይሁዳም ተመልሶ በመንገድ ወደ አባቱ መጣ።

7 ዮሴፍም ሠረገላውን አስታጠቀ፥ አባቱንም ያዕቆብን ሊገናኘው ሄደው ኃያላኑን ሁሉ

ባሪያዎቹንም የግብፅንም አለቆች ሁሉ ሰበሰበ፤ የዮሴፍም አዝዞ በግብፅ፡ — ሊገናኘው የማይሄድ ሁሉ ታወጀ። ያዕቆብ ይሞታል።

8 በማግሥቱም ዮሴፍ ታላቅና ኃያል ሠራዊት ሁሉ ከጥሩ በፍታና ከሐምራዊ ልብስ ለብሰው የብርና የወርቅ ዕቃም የያዙ የጦር ዕቃዎቻቸውንም ይዘው ከግብፅ ሁሉ ጋር ወጡ።

9፤ ሁሉም ዓይነት የዜማ ዕቃ ይዘው ያዕቆብን ሊገናኙት ሄዱ፤ ከበሮና ከበሮ እየነፉ በመንገድም ሁሉ ከርቤና እሬት እየነፉ ሄዱ፤ ሁሉም እንደዚህ ያለ ሥርዓት ሄዱ፥ ከጩኸታቸውም የተነሣ ምድር ተናወጠች።

10 የግብፅም ሴቶች ሁሉ ያዕቆብን ሊገናኙ በግብፅ ሰገነቶችና በቅጥሩ ላይ ወጡ፤ በዮሴፍም ራስ ላይ የፈርዖን የንግሥና ዘውድ ነበረ፤ ሊገናኘው በሄደበት ጊዜ ፈርዖን እንዲለብስ ፈርዖን ሰደደውና። አባቱ።

11፤ ዮሴፍም፡ ከአባቱ፡ አምሳ፡ ክንድ፡ እርቅ፡ በመጣ፡ ጊዜ፡ ከሰረገላው፡ ላይ፡ ወረደ፥ ወደ፡ አባቱም፡ ኼደ፤ የግብጽም፡ አለቃዎች፡ ኹሉና፡ ታላቆችዋ፡ ዮሴፍ፡ በእግሩ፡ ወደ፡ አባቱ፡ እንደ፡ ኼደ፡ ባዩ፡ ጊዜ፡ እንግዲህ፡ ተነሥተው፡ ኼዱ። በእግር ወደ ያዕቆብ.

12፤ ያዕቆብም፡ ወደ፡ ዮሴፍ፡ ሰፈር፡ በቀረበ፡ ጊዜ፡ ያዕቆብ፡ ከዮሴፍ፡ ጋራ፡ ወደ፡ ርሱ፡ የመጣውን፡ ሰፈር፡ ተመለከተ፥ አስደሰተውም፥ ያዕቆብም፡ በዚህ፡ ተደነቀ።

13 ያዕቆብም ይሁዳን፡- በግብፅ ሰፈር የማየው ይህ ሰው ቀይ ልብስ ለብሶ በራሱ ላይም የንግሥና ዘውድ ለብሶ ከሠረገላው ወርዶ ወደ እኛ የሚመጣ ማን ነው? ይሁዳም ለአባቱ እንዲህ ሲል መለሰለት። ያዕቆብም የልጁን ክብር አይቶ ደስ አለው።

14 ዮሴፍም ወደ አባቱ ቀረበ፥ ለአባቱም ሰገደ፥ የሰፈሩም ሰዎች ሁሉ ከእርሱ ጋር በያዕቆብ ፊት ሰገዱ።

፲፭ እናም እነሆ ያዕቆብ ሮጦ ወደ ልጁ ዮሴፍ ሮጠ አንገቱንም ደፍቶ ሳመው፣ እናም አለቀሱ፣ ዮሴፍም ደግሞ አባቱን አቅፎ ሳመው፣ እናም አለቀሱ የግብፅም ሰዎች ሁሉ ከእነርሱ ጋር አለቀሱ።

16 ያዕቆብም ዮሴፍን አለው።

17 የያዕቆብም ልጆች ሚስቶቻቸውም ልጆቻቸውም ባሪያዎቻቸውም የያዕቆብም ቤተ ሰቦች ሁሉ ከዮሴፍ ጋር እጅግ አለቀሱለት፥ ሳሙትም ከእርሱም ጋር እጅግ አለቀሱ።

18፤ ዮሴፍና፡ ሕዝቡም፡ ኹሉ፡ ወደ፡ አገራቸው፡ ወደ፡ ግብጽ፡ ተመለሱ፤ ያዕቆብና፡ ልጆቹም፡ የቤቱም፡ ልጆች፡ ኹሉ፡ ከዮሴፍ፡ ጋራ፡ ወደ፡ ግብጽ፡ መጡ።

19 ዮሴፍም ለአባቱና ለወንድሞቹ፡ — ወጥቼ ለፈርዖን እነግራለሁ፡ —ወንድሞቼና የአባቴ ቤተ ሰቦች የእነርሱም ያለው ሁሉ ወደ እኔ መጥተዋል፡ እነሆም በጌሤም ምድር አሉ።

20 ዮሴፍም እንዲሁ አደረገ ከወንድሞቹ ሮቤል ከይሳኮር ዛብሎንም ወንድሙንም ብንያምን ወሰደ፥ በፈርዖንም ፊት አቆማቸው።

21 ዮሴፍም ፈርዖንን እንዲህ ብሎ ተናገረው፡ — ወንድሞቼና የአባቴ ቤተ ሰቦች ከእነርሱም ያሉት ሁሉ መንጎቻቸውና እንስሶቻቸውም በግብፅ ይቀመጡ ዘንድ ከከነዓን ምድር ወደ እኔ መጥተዋል፤ ረሃቡ ጸንቶባቸው ነበርና።

22 ፈርዖንም ዮሴፍን አለው።

23 ዮሴፍም መልሰ፡ — እነሆ በጌሤም ምድር አኑሬአቸዋለሁ፥ እረኞች ናቸውና ከግብፃውያን ተለይተው መንጎቻቸውን ይጠብቅ ዘንድ በጌሤም ይቀመጡ፡ አለ።

24 ፈርዖንም ዮሴፍን አለው። የያዕቆብም ልጆች ለፈርዖን ሰገዱለት፥ ከእርሱም ዘንድ በሰላም ወጡ፤ ዮሴፍም አባቱን በፈርዖን ፊት አቀረበ።

25 ያዕቆብም መጥቶ ለፈርዖን ሰገደ፤ ያዕቆብም ፈርዖንን ባረከው ወጣም። ያዕቆብም ልጆቹም ሁሉ ቤተ ሰቡም ሁሉ በጌሤም ምድር ተቀመጡ።

26፤ ያዕቆብ፡ በሕይወት፡ መቶ፡ ሠላሳ፡ ዓመት፡ በኹለተኛው፡ ዓመት፡ ዮሴፍ፡ በራብ፡ ዘመን፡ ኹሉ፡ አባቱንና፡ ወንድሞቹን፡ የአባቱን፡ ቤተሰቦች፡ ኹሉ፡ እንደ፡ ሕጻናቶቻቸው፡ እንጀራ፡ ይሰጣቸው፡ ነበር። ምንም አልጎደላቸውም።

27 ዮሴፍም ከምድር ሁሉ ምርጡን ሰጣቸው። በዮሴፍ ዘመን ሁሉ የግብፅ ምርጦች ነበሩአቸው። ዮሴፍም ለእነርሱና ለአባቱ ቤተ ሰቦች ሁሉ ልብስና ልብስ በየዓመቱ ሰጣቸው። የያዕቆብም ልጆች በወንድማቸው ዘመን ሁሉ በግብፅ ተዘልለው ተቀመጡ።

28 ያዕቆብም ሁልጊዜ ከዮሴፍ ማዕድ ይበላ ነበር፤ ያዕቆብና ልጆቹም የያዕቆብ ልጆች በቤታቸው ከበሉት ሌላ ቀንና ሌሊት ከዮሴፍ ማዕድ አልተዉም።

29 ከዮሴፍ ቤት በራብ ጊዜ ግብፅ ሁሉ እንጀራ በሉ፤ ግብፃውያንም ሁሉ በራብ ምክንያት ያላቸውን ሁሉ ይሸጡ ነበርና።

30 ዮሴፍም የግብፅን ምድርና እርሻ ሁሉ በፈርዖን ምክንያት እንጀራ ገዛ፤ ዮሴፍም በራብ ዘመን ሁሉ ለግብፅ ሁሉ እንጀራን አቀረበ፤ ዮሴፍም ለእህል እህል ወደ እርሱ የመጣውን ብርና ወርቅ ሁሉ ሰበሰበ። በምድሪቱ ላይ ሁሉ ገዛ፥ ገንዘባቸውም ባለቀ ጊዜ ለዮሴፍ ከሚያመጡት እጅግ ብዙ የኦኒክስ ድንጋይ፣ ብዴሊየምና የከበሩ ልብሶች ሌላ ብዙ ወርቅና ብር አከማቸ።

31 ዮሴፍም በእጁ የገባውን ብርና ወርቅ ሁሉ፣ ሰባ ሁለት መክሊት ወርቅና ብር፣ እንዲሁም ብዙ የመረማመጃ ድንጋይ፣ ብዴሊየምም ወሰደ፤ ዮሴፍም ሄዶ በአራት ክፍል ሸሸገው፥ አንዱንም ክፍል ደበቀ። በቀይ ባሕር አጠገብ ያለውን ምድረ በዳ፣ አንዱንም ክፍል በፔራ ወንዝ አጠገብ፣ ሦስተኛውንና አራተኛውንም ክፍል በፋርስና በሜዶ ምድረ በዳ ፊት ለፊት ባለው ምድረ በዳ ሸሸገው።

32 የተረፈውንም ወርቅና ብር ወስዶ ለወንድሞቹ ሁሉ ለአባቱም ቤተ ሰቦች ሁሉ ለአባቱም ቤት ሴቶች ሁሉ ሰጠ የቀረውንም ወደ ፈርዖን ቤት አመጣ። ሀያ መክሊት ወርቅና ብር።

33 ዮሴፍም የተረፈውን ወርቅና ብር ሁሉ ለፈርዖን ሰጠ፥ ፈርዖንም በግምጃ ቤት ውስጥ አኖረው፥ የረሃቡም ዘመን ከዚያ በኋላ በምድር ላይ አለፈ፥ በምድርም ሁሉ ላይ ዘርተው አጨዱ፥ ሀብታቸውንም አገኙ።

በዓመት ውስጥ የተለመደው መጠን; ምንም አልጎደላቸውም።

34 ዮሴፍም በግብፅ ተማምኖ ተቀመጠ፥ ምድሪቱም ሁሉ ከእርሱ ምክር በታች ነበረች፥ አባቱና ወንድሞቹም ሁሉ በጌሤም ምድር ተቀመጡ፥ ወሰዱአትም።

35 ዮሴፍም እጅግ ሸምግሎ ዕድሜውም ገፋ ነበር፤ ሁለቱ ልጆቹ ኤፍሬምና ምናሴ የእግዚአብሔርን መንገድና ሕጉን ይማሩ ዘንድ ከወንድሞቻቸው ከያዕቆብ ልጆች ልጆች ጋር በያዕቆብ ቤት ቆዩ። .

36 ያዕቆብና ልጆቹም በግብፅ ምድር በጌሤም ምድር ተቀመጡ፥ ወረሱአትም፥ ብዙም በዙባት።

ምዕራፍ 56

1 ያዕቆብም በግብፅ ምድር አሥራ ሰባት ዓመት ኖረ የያዕቆብም ዘመን የኖረበት ዘመን መቶ አርባ ሰባት ዓመት ሆነ።

2 በዚያን ጊዜ ያዕቆብ በዚህ በሽታ ታመመው ሞተም፤ ልኮ ልጁን ዮሴፍን ከግብፅ አስጠራው፤ ልጁም ዮሴፍ ከግብፅ መጣ፤ ዮሴፍም ወደ አባቱ መጣ።

3 ያዕቆብም ዮሴፍንና ልጆቹን እንዲህ አላቸው፡ — እነሆ እኔ እሞታለሁ፥ የአባቶቻችሁም አምላክ ይጎበኛችኋል፥ ከእናንተም በኋላ ለልጆቻችሁ እግዚአብሔር ሊሰጣችሁ ወደ ማለላቸው ምድር ይመልሳችኋል፤ አሁንም ከሞትሁ በኋላ በከነዓን ምድር በአባቶቼ አጠገብ ባለችው በኬብሮን ባለው በማክፌላ ባለው ዋሻ ውስጥ ቅበሩኝ።

4 ያዕቆብም በኬብሮን በምትገኘው በማክፌላ እንዲቀብሩት ልጆቹን አስማል፥ ልጆቹም ስለዚህ ነገር ማሉለት።

5 አባቶቻችሁን ያዳነ ከመከራ ሁሉ ያድናችኋልና ለአምላካችሁ ለእግዚአብሔር አምልኩ ብሎ አዘዛቸው።

6 ያዕቆብም አለ፡ — ልጆቻችሁን ሁሉ ወደ እኔ ጥሩ፥ የያዕቆብም ልጆች ልጆች ሁሉ መጥተው በፊቱ ተቀመጡ፥ ያዕቆብም ባረካቸው፥ እንዲህም አላቸው፡ — የአባቶቻችሁ አምላክ እግዚአብሔር ሺህ ጊዜ ይሰጣችኋል። ይባርክህ፥ የአባታችሁንም የአብርሃምን በረከት ይስጥህ። ፤ የያዕቆብም ልጆች ልጆች ሁሉ ከባረካቸው በኋላ በዚያ ቀን ወጡ።

7 በማግሥቱም ያዕቆብ ልጆቹን ጠራ፥ ሁሉም ተሰብስበው ወደ እርሱ መጡ፥ በፊቱም ተቀመጡ፤ ያዕቆብም በዚያ ቀን ከመሞቱ በፊት ልጆቹን ባረከ፤ እያንዳንዱም እንደ በረከቱ ባረከ። እነሆ ስለ እስራኤል በሚመለከተው በእግዚአብሔር ሕግ መጽሐፍ ተጽፎአል።

8 ያዕቆብም ይሁዳን አለው። ንገስባቸው፥ ልጆችህም በልጆቻቸው ላይ ለዘላለም ይነግሣሉ።

9 ነገር ግን በጠላቶቹ ላይ የሚገዛውን የወንድማቸውን ጦርነት ይዋጉ ዘንድ ልጆችህን ቀስትና የጦር ዕቃ ሁሉ አስተምራቸው።

10 ያዕቆብም በዚያ ቀን ልጆቹን እንዲህ ሲል አዘዛቸው። ከግብፅ አውጣኝ፥ እንዳዘዝሁህም በማክፌላ ዋሻ ቅበረኝ።

11፤ ነገር፡ ግን፥ ከእናንተ፡ በቀር፡ ልጆቻችሁ፡ ማንም፡ እንዳያሸከመኝ፡ ተጠንቀቁ፤ እንዲሁም፡ እንዲሁ፡ ታደርጉኝ፡ ዘንድ፡ ዘንድ፡ ዘንድ፡ ዘንድ፡ ዘንድ፡ ዘንድ፡ ዘንድ፡ ዘንድ፡ ዘንድ፡ ምድር፡ ዘንድ፡ ዘንድ፡ ዘንድ፡ ዘንድ፡ ዘንድ፡ ዘንድ፡ ዘንድ፡ ዘንድ፡ ዘንድ።

12 ይሁዳ፣ ይሳኮርና ዛብሎን ቃሬዛዬን በምሥራቅ በኩል ይሸከማሉ፤ ሮቤል፣ ስምዖንና ጋድ በደቡብ፣ ኤፍሬም፣ ምናሴና ብንያም በምዕራብ፣ ዳን፣ አሴርና ንፍታሌም በሰሜን።

13 ሌዊ ከአንተ ጋር አይሸከም፤ እርሱና ልጆቹ የእግዚአብሔርን የቃል ኪዳን ታቦት ከእስራኤላውያን ጋር በሰፈሩ ይሸከማሉ፤ ልጄም ዮሴፍ አይሸከም፤ እንደ ንጉሥ ክብር እንዲሁ ይሁን፤ ነገር ግን ኤፍሬምና ምናሴ በእነርሱ ፋንታ ይሆናሉ።

14 በወሰዳችሁኝ ጊዜ እንዲሁ ታደርጉኛላችሁ። እኔ ካዘዝኋችሁ ሁሉ ማንኛውንም ነገር ቸል አትበል። ይህንም በእኔ ላይ ባደረጋችሁ ጊዜ እግዚአብሔር ለእናንተና ከእናንተ በኋላ ልጆቻችሁን ለዘላለም ያስባል።

15፤ እናንተም፡ ልጆቼ፡ እያንዳንዳችሁ፡ ወንድሙና፡ ዘመዱን፡ አክብሩ፥ ልጆቻችሁንም ከእናንተም በኋላ ለልጆቻችሁ ልጆች የአባቶቻችሁን አምላክ እግዚአብሔርን ሁልጊዜ እንዲያመልኩ እዘዙ።

16 በአምላካችሁ በእግዚአብሔር ፊት መልካምና ቅን የሆነውን ነገር ባደረጋችሁ ጊዜ፥ በመንገዱም ሁሉ ትሄዱ ዘንድ፥ አንተና ልጆችህ የልጆችህ ልጆች በምድር ላይ ዕድሜአችሁን ያረዝሙ ዘንድ።

17 እና አንተ ልጄ ዮሴፍ ሆይ፣ እግዚአብሔር ለአንተና ለልጆችህ ጥቅም አስቦ ነበርና የወንድሞችህን ስሜትና በአንተ ላይ ያደረሱትን ጥፋት ሁሉ ይቅር በልህ።

18 እና ልጄ ሆይ፥ ወንድሞችህን በግብፅ ለሚኖሩ አትተውአቸው፥ ስሜታቸውንም አትጉዳ፤ እነሆ እኔ ከግብፃውያን እንድትጠብቃቸው በእግዚአብሔር እጅና በእጅህ ሰጥቻቸዋለሁ። የያዕቆብም ልጆች ለአባታቸው መለሰው። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ብቻ ይሁን።

19 ያዕቆብም ልጆቹን አለ። በፊቱ መልካምና ቅን የሆነውን ታደርግ ዘንድ ከመንገዱ ወደ ቀኝምወደ ግራምአትበል።

20 በኋለኛው ዘመን በምድሪቱ ላይ ብዙና ከባድ መከራ እንዲደርስባችሁ፣ እንዲሁም ልጆቻችሁና ልጆቻችሁ፣ እግዚአብሔርን ብቻ አምልኩ እርሱም ከመከራ ሁሉ ያድናችሁ ዘንድ አውቃለሁ።

21 እግዚአብሔርንም ታመልኩት ዘንድ በተከተላችሁ ጊዜ ልጆቻችሁንም ከእናንተም በኋላ የልጆቻችሁን ልጆች እግዚአብሔርን እንዲያውቁ ስታስተምሩ እግዚአብሔር ለእናንተና ለልጆቻችሁ ከመካከላችሁ ባሪያ ያስነሣላችኋል። ልጆች፥ እግዚአብሔርም ከመከራ ሁሉ በእጁ ያድናችኋል፥ ከግብፅም

ያወጣችኋል፥ ወደ አባቶቻችሁም ምድር በሰላም ትወርሱአት ዘንድ ይመልሳችኋል።

22 ያዕቆብም ልጆቹን ማዘዝ ተወ፥ እግሩንም ወደ አልጋው መጎተት ሞተ፥ ወደ ወገኖቹም ተከማቸ።

23 ዮሴፍም በአባቱ ላይ ወደቀ፥ ጮኸም፥ በእርሱም ላይ አለቀሰ፥ ሳመውም፥ በመራራ ድምፅም ጮኸ፥ እንዲህም አለ፡ —አባቴ ሆይ፥ አባቴ።

24፤ የልጁም፡ ሚስቶችና፡ ቤተ፡ ሰቡ፡ ኹሉ፡ መጥተው፡ በያዕቆብ፡ ላይ፡ ወደቁ፥ በርሱም፡ ላይ፡ አለቀሱለት፥ ስለ፡ ያዕቆብም፡ በታላቅ ድምፅ፡ ጮኹ።

25፤ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ ኹሉ፡ ተነሥተው፡ ልብሳቸውን፡ ቀደዱ፥ ሁሉም፡ ማቅ፡ በወገባቸው፡ ለበሱ፥ በግምባራቸውም፡ ወደቁ፥ ወደ፡ ሰማይም፡ በራሳቸው፡ ላይ፡ ትቢያ፡ ጣሉ።

26 ነገሩም ለዮሴፍ ሚስት ለኦስናት ነገሩአት፥ ተነሥታም ከረጢት ጫነች፥ እርስዋም ከግብፃውያን ሴቶች ሁሉ ጋር መጥታ ለያዕቆብ አለቀሰችለት።

27 ያዕቆብንም የሚያውቁ የግብፅ ሰዎች ሁሉ ይህን ነገር በሰሙ ጊዜ በዚያ ቀን መጡ፤ ግብፅም ሁሉ ብዙ ቀን አለቀሰች።

28 ያዕቆብም እንደ ሞተ በሰሙ ጊዜ ሴቶች ከከነዓን ምድር ወደ ግብፅ መጡ፥ በግብፅም ለሰባ ቀን አለቀሱለት።

፳፱ እናም እንዲህ ሆነ ከዚህ በኋላ ዮሴፍ አገልጋዮቹን ዶክተሮቹ አባቱን በከርቤ፣ በዕጣኑ፣ በሁሉም አይነት እጣን እና ሽቶ እንዲቀባ አዘዘ፣ እናም ዮሴፍ እንዳዘዛቸው ሀኪሞቹ ያዕቆብን ሽቱት።

30 የግብፅም ሕዝብ ሁሉ ሽማግሌዎችም በጌሤም ምድር የሚኖሩ ሁሉ ለያዕቆብ አለቀሱለት፤ ልጆቹና የቤተሰቡም ልጆች ሁሉ ለአባታቸው ለያዕቆብ ብዙ ቀን አለቀሱለት አለቀሱም።

31፤ የልቅሶውም ወራት ካለፈ በኋላ፥ ሰባው ቀንም በተፈጸመ ጊዜ ዮሴፍ ፈርዖንን፦ ወጥቼ አባቴን እንዳምለው በከነዓን ምድር እቀብራለሁ፥ ከዚያም እመለሳለሁ አለው።

32 ፈርዖንም ዮሴፍን ላከው። ዮሴፍም እንዳዘዛቸው አባታቸውን ያዕቆብን ሊቀብሩ ወደ ከነዓን ምድር ሊሄዱ ከወንድሞቹ ሁሉ ጋር ተነሣ።

33፤ ፈርዖንም፡ በግብጽ፡ ኹሉ፡ እንዲነገር፡ አዘዘ፡ እንዲህ፡ ብሎ፡ አዘዘ፡ እንዲህ፡ ብሎ፡ ከዮሴፍና፡ ወንድሞቹ፡ ጋራ፡ ወደ ከነዓን፡ ምድር፡ ያእቆብን፡ ይቀብር፡ የማይ ወጣ፡ ይሞታል፡ ብሎ፡ አዘዘ።

34 ግብፅም ሁሉ የፈርዖንን አዋጅ ሰሙ፤ ሁሉም የፈርዖን ባሪያዎች ሁሉ የቤቱም ሽማግሌዎች የግብፅም አገር ሽማግሌዎች ሁሉ ከዮሴፍ ጋር አብረው ወጡ። የፈርዖን ሰዎች እንደ ዮሴፍ ባሪያዎች ወጡ፥ ያዕቆብንም በከነዓን ምድር ሊቀብሩት ሄዱ።

35 የያዕቆብም ልጆች የተኛበትን ቃሬዛ ተሸከሙ። አባታቸው እንዳዘዛቸው ሁሉ ልጆቹ እንዲሁ አደረጉለት።

36 ቃሬዛውም ከጥሩ ወርቅ የተሠራ ነበረ፥ በዙሪያውም በኦኒክስ ድንጋይና በዴሊየም ተለብጦ ነበር። የዕቃ ማስቀመጫውም መሸፈኛ በወርቅ የተፈተለ በክርም የተጋጠመበት ነበረ፤ በላያቸውም ላይ የኦኒክስ ድንጋዮችና ብዴሊየም ኩላቦች ነበሩ።

37፤ ዮሴፍም፡ በአባቱ፡ ያዕቆብ፡ ራስ፡ ላይ፡ ትልቅ፡ የወርቅ፡ ዘውድ፡ አኖረ፥ በእጁም፡ የወርቅ፡ ዘንግ፡ አኖረ፥ በሕይወታቸውም ዘመን እንደነበሩት፡ ነገሥታት፡ ቃሬዛውን ከበቡ።

38፤ የግብጽም፡ ጭፍሮች፡ ኹሉ፡ በመጀመሪያ፡ የፈርዖን፡ ኃያላን፡ ኹሉ፡ የዮሴፍ፡ ኃያላን፡ ከእነርሱም፡ በኋላ፡ የቀሩት፡ የግብጽ፡ ሰዎች፡ በዚህ፡ ሰልፍ፡ በፊቱ፡ ይሄዱ፡ ነበር፤ ሁሉም፡ ሰይፍ፡ ታጠቁ፡ ታጠቁም። የጦር ካፖርት ለብሰው፣ የጦርነት ወጥመድም በላያቸውላይ ነበር።

39 እያለቀሱና እያዘኑ ያለቀሱና የሚያዝኑ ሁሉ ወደ ቃሬዛው አንጻር በሩቅ ሄዱ፤ የቀሩትም ሕዝብ ቃሬዛውን ተከተለ።

40 ዮሴፍና ቤተ ሰዎቹም በባዶ እግራቸው ሆነው እያለቀሱ ወደ ቃሬዛው አጠገብ ሄዱ፤ የቀሩትም የዮሴፍ ባሪያዎች በዙሪያው ሄዱ። እያንዳንዳቸውም ጌጣቸውን አልብሰው ነበር፤ ሁሉም የጦር መሣሪያቸውን ታጥቀው ነበር።

41 ከያዕቆብም ባሪያዎች አምሳዎቹ ወደ ቃሬዛው ፊት ሄዱ፥ ከርቤና እሬትም ሽቱም ሁሉ በመንገድ ላይ ዘረፉ የያዕቆብም ልጆች ቃሬዛ የተሸከሙት ሁሉ በዕጣው ላይ ሄዱ የያዕቆብም ባሪያዎች ሄዱ። ከነሱ በፊት ሽቶውን በመንገድ ላይ እየረጩ።

42 ዮሴፍም ብዙ ሰፈር ይዞ ወደ ከነዓን ምድር እስኪደርሱ ድረስ በየቀኑ እንዲህ አደረጉ፥ በዮርዳኖስ ማዶ ወዳለው ወደ ዓጣድ አውድማ ደረሱ፥ እጅግም አዘኑ። በዚያ በታ ታላቅ እና ከባድ ሀዘን።

43፤ የከነዓንም፡ ነገሥታት፡ ኹሉ፡ ይህን፡ ነገር፡ ሰምተው፡ ኹሉ፡ እያንዳንዳቸው፡ ከቤቱ፡ ወጡ፡ ሠላሳ፡ አንድ፡ የከነዓን፡ ነገሥታት፡ ኹሉም፡ ስለ ያዕቆብ፡ ለማዘንና፡ አለቀሱላቸው።

44 ፵፬ እናም እነዚህ ሁሉ ነገሥታት የያዕቆብን ቃሬዛ አዩ፣ እናም እነሆ የዮሴፍ አክሊል በላዩ ነበር፣ እናም ደግሞ አክሊላቸውን በመቃብሩ ላይ አደረጉ፣ እናም በዘውዶች ከበቡት።

45 የከነዓን ነገሥታት ሁሉ የያዕቆብንና የልጆቹን ጀግንነት ያውቁ ነበርና እነዚህ ነገሥታት ሁሉ ከያዕቆብና ከግብፅ ልጆች ጋር በያዕቆብ ላይ ታላቅና ከባድ ልቅሶን አደረጉ።

46፤ ወሬውም ወደ ዔሳው እንዲህ ሲል ደረሰ፡ —ያዕቆብ በግብፅ ሞተ፥ ልጆቹና ግብፅም ሁሉ ሊቀብሩት ወደ ከነዓን ምድር ወሰዱት።

47 ኤሳውም ይህን ነገር ሰምቶ በሴይር ተራራ ተቀመጠ፤ ልጆቹና ሕዝቡም ሁሉ ቤተ ሰቡም ሁሉ እጅግ ታላቅ ሕዝብ ሆነው ተነሣ፥ ስለ ያዕቆብም ሊያዝኑና አለቀሱ።

48 ኤሳውም በመጣ ጊዜ ለወንድሙ ለያዕቆብ አለቀሰ፤ ግብፅም ሁሉ ከነዓንም ሁሉ ተነሥተው በዚያ ስፍራ ከዔሳው ጋር ታላቅ ልቅሶን አለቀሱ።

49 ዮሴፍና ወንድሞቹም አባታቸውን ያዕቆብን ከዚያ ስፍራ አምጥተው ያዕቆብን በአባቶቹ በዋሻ ሊቀብሩት ወደ ኬብሮን ሄዱ።

50 ወደ ዋሻውም ወደ ቂርያትአርባቅ መጡ፤ በመጡም ጊዜ ዔሳው ከልጆቹ ጋር በዮሴፍና በወንድሞቹ ላይ በዋሻው ውስጥ ማደጊያ ሆኖ ቆሞ፡ — ያዕቆብ የእኛና የኛ ነውና አይቀበርበትም አለ። አባታችን።

51 ዮሴፍና ወንድሞቹም የዔሳውን ልጆች ቃል ሰሙ፥ እጅግም ተቈጡ፥ ዮሴፍም ወደ ዔሳው ቀርቦ። ይህ የተናገሩት ነገር ምንድር ነው? በእውነት አባቴ ያዕቆብ ይስሐቅ ከሞተ በኋላ ከሃያ አምስት ዓመት በፊት በብዙ ሀብት ከአንተ ገዝቶአል፤ ደግሞም የከነዓንን ምድር ሁሉ ከአንተና ከልጆችህ ከአንተም በኋላ ዘርህን ገዛ።

52 ያዕቆብም ለልጆቹና ከእርሱ በኋላ ለዘሩ ለዘላለም ርስት አድርጎ ገዛው፤ አንተስ ዛሬ ይህን ለምን ትናገራለህ?

53 ኤሳውም መልሶ፡ — በውሸት ትናገራለህ ውሸትም ትናገራለህ፤ አንተ እንዳልከው በዚህ ምድር ሁሉ የእኔን ነገር አልሸጥሁምና ወንድሜም ያዕቆብ በዚህች ምድር ለእኔ ምንም አልገዛሁም።

54 ዔሳውም ዮሴፍን በቃላቸው ያታልለው ዘንድ ይህን ተናግሮ ነበር፤ ዔሳው በከነዓን ምድር ያለውን ሁሉ ለያዕቆብ በሸጠው በዚያ ዘመን ዮሴፍ እንዳልነበረ አውቆ ነበር።

55 ዮሴፍም ኤሳውን፡ — በእውነት አባቴ ይህን ነገር ከአንተ ጋር በግዢ መዝገብ አስገባ፥ ምስክሩንም ከምሥክሮች ጋር መሰከረ፥ እነሆም በግብፅ ከእኛ ጋር ነው።

56 ኤሳውም መልሶ።

57 ዮሴፍም ወንድሙን ንፍታሌምን ጠርቶ፡ — ፈጥነህ አትቆይ፥ ወደ ግብፅም ሮጥ፥ መዛግብቱንም ሁሉ አምጣልኝ፡ አለው። የግዢው መዝገብ፣ የታሸገው መዝገብ እና የተከፈተው መዝገብ፣ እና እንዲሁም ሁሉም የልደት-መብት ግብይቶች የተፃፉበት የመጀመሪያ መዛግብት ሁሉ አምጣ።

58 የዔሳውንና የልጆቹን ቃል ሁሉ ዛሬ እናውቅ ዘንድ ወደዚህ ታመጣቸዋለህ።

59 ንፍታሌምም የዮሴፍን ቃል ሰማ፥ ወደ ግብፅም ሊወርድ ቸኰለ፤ ንፍታሌምም በምድረ በዳ ካሉት በሬዎች ሁሉ ይልቅ በእግሩ ቀለለ፥ ሳያደቅቃቸውም በእህል እሸት ይሄድ ነበር።

60 ዔሳውም ንፍታሌም መዛግብቱን ይወስድ ዘንድ እንደ ሄደ ባየ ጊዜ እርሱና ልጆቹ በዋሻው ላይ ተቃውሟቸውን ጨመሩ፤ ዔሳውና ሕዝቡም ሁሉ በዮሴፍና በወንድሞቹ ላይ ለመዋጋት ተነሡ።

61፤ የያዕቆብም፡ ልጆችና፡ የግብጽ፡ ሕዝብ፡ ኹሉ፡ ከዔሳውና፡ ሰዎቹ፡ ጋራ፡ ተዋጉ፡ የዔሳውም፡ ልጆችና፡ ሕዝቡ፡ በያዕቆብ፡ ልጆች፡ ፊት፡ ተመቱ፡ የያዕቆብም፡ ልጆች፡ ከዔሳው፡ ሕዝብ፡ አርባ፡ ሰዎች፡ ገደለ።

62፤ የያዕቆብም፡ ልጅ፡ የዳን፡ ልጅ፡ ኵሺም፡ ከያዕቆብ፡ ልጆች፡ ጋራ፡ ነበረ፥ ነገር፡ ግን፡ ከጦርነት፡ በታ፡ መቶ፡ ክንድ፡ ያህል፡ ራቀው፡ ይጠብቀው፡ ዘንድ፡ ከያዕቆብ፡ ልጆች፡ ጋራ፡ ቀርቷልና። .

63 ኵሺም ዲዳና ደንቆሮ ነበር፣ አሁንም በሰው መካከል ያለውን የድንጋጤድምፅ ተረድቷል።

64 ሙታንን ስለ ምን አትቀብሩም? ይህስ ታላቅ ድንጋጤምንድር ነው? ብሎ ጠየቀ። የዔሳውንና የልጆቹን ቃል መለሱለት። ወደ ዔሳውም በሰልፍ መካከል ሮጠ፥ ዔሳውንም በሰይፍ ገደለው፥ ራሱንም ቈረጠው፥ ወደ ሩቅም ሄደ፥ ዔሳውም በጦርነቱ ሰዎች መካከል ወደቀ።

65 ኵሺምም ይህን ነገር ባደረገ ጊዜ የያዕቆብ ልጆች በዔሳው ልጆች ላይ ድል ነሡ፥ የያዕቆብም ልጆች አባታቸውን ያዕቆብን በዋሻው ውስጥ በግድ ቀበሩት፥ የዔሳውም ልጆች አዩት።

66፤ ያዕቆብም፡ አብርሃም፡ ከኬጢ፡ ልጆች፡ ለመቃብር፡ ገዛው፡ በነበረው፡ ዋሻ፡ በኬብሮን፡ በኬብሮን፡ ተቀበረ፤ እጅግ፡ በከበረ፡ ልብስም፡ ቀበረው።

67 ዮሴፍ ሲሞት ለአባቱ እንደከፈለው ያለ ክብር የሰጠው ንጉሥ አልነበረም፤ እንደ ነገሥታት መቃብር በታላቅ ክብር ቀበረው።

68 ዮሴፍና ወንድሞቹም ለአባታቸው የሰባት ቀን ልቅሶ አደረጉ።

ምዕራፍ 57

1፤ ከዚህም፡ በኋላ፡ የዔሳው፡ ልጆች፡ ከያዕቆብ፡ ልጆች፡ ጋራ፡ ተዋጉ፡ የዔሳውም፡ ልጆች፡ ከያዕቆብ፡ ልጆች፡ ጋራ፡ በኬብሮን፡ ተዋጉ፡ ዔሳውም ገና ሞቶ፡ አልቀበረም።

2 ሰልፉም በመካከላቸው በረታ፥ የዔሳውም ልጆች በያዕቆብ ልጆች ፊት ተመቱ፥ የያዕቆብም ልጆች ከዔሳው ልጆች ሰማንያዎችን ገደሉ፥ ከያዕቆብም ልጆች አንድ ስንኳ አልሞተም። የዮሴፍም እጅ በዔሳው ልጆች ሕዝብ ሁሉ ላይ በረታች፥ የዔሳውንም ልጅ የኤልፋዝን ልጅ ሴፎን፥ የዔሳውንም ልጅ የኤልፋዝን ልጅ፥ የዔሳውንም ልጆች አምሳውን ሰዎቹን ወሰደ፥ በብረትም ሰንሰለት አስሮ ሰጣቸው። ወደ ግብፅ ያመጣቸው ዘንድ በባሪያዎቹ እጅ ሰጠ።

3 እንዲህም ሆነ የያዕቆብ ልጆች ሴፎንና ሕዝቡን በምርኮ በወሰዱ ጊዜ የቀሩት ሁሉ ከዔሳው ቤት ሕይወታቸውን እጅግ ፈሩ፥ እነርሱ ደግሞ እንዳይማርኩ ፈሩ፤ ሁሉም ከኤሊፋዝ ጋር ሸሹ። የዔሳው ልጅና ሕዝቡ ከዔሳው አስከሬን ጋር ወደ ሴይር ተራራ ሄዱ።

4 ወደ ሴይርም ተራራ መጡ ኤሳውንም በሴይር ቀበሩት፤ ነገር ግን ራሱን ወደ ሴይር ከእነርሱ ጋር አላመጡትም፤ ጦርነቱም በኬብሮን በነበረበት በዚያ ተቀበረ።

5፤ እንዲህም ሆነ፡ የዔሳው፡ ልጆች፡ ከያዕቆብ፡ ልጆች፡ ፊት፡ በሸሹ፡ ጊዜ፡ የያዕቆብ፡ ልጆች፡ እስከ፡ ሴይር፡ ዳርቻ፡ ድረስ፡ አሳደዷቸው፡ ነገር፡ ግን፡ ስለ፡ ኤሳው፡ በሚያሳድዷቸው፡ ጊዜ፡ ከመካከላቸው፡ አንድን፡ ሰው፡ አልገደሉም። ከእነርሱም ጋር የተሸከሙት ሥጋ ግራ ተጋባባቸው፤ ሸሹም የያዕቆብም ልጆች ከእነርሱ ተመለሱ በኬብሮንም ወንድሞቻቸው ወደ ነበሩበት ስፍራ ወጡ በዚያም ተቀመጡ። ቀን, እና በሚቀጥለው ቀን ከጦርነቱ እስኪርፉ ድረስ.

6 በሦስተኛውም ቀን የሆራውን የሴይርን ልጆች ሁሉ ሰበሰቡ፥ የምሥራቅንም ልጆች ሁሉ እንደ ባሕር አሸዋ ያለ ብዙ ሕዝብ ሰበሰቡ፥ ሄደውም

ወደ ግብፅ ወረዱ። ወንድሞቻቸውን ለማዳን ከዮሴፍና ከወንድሞቹ ጋር ተዋጉ።

7፤ ዮሴፍና፡ የያዕቆብ፡ ልጆች፡ ኹሉ፡ የዔሳው፡ ልጆችና፡ የምሥራቅ፡ ልጆች፡ ወንድሞቻቸውን፡ ያድኑ፡ ዘንድ፡ ለሰልፍ፡ እንደመጡባቸው፡ ሰሙ።

8 ዮሴፍና ወንድሞቹም የግብፅም ኃያላን ሰዎች ወጥተው በራምሴ ከተማ ተዋጉ፤ ዮሴፍና ወንድሞቹም በዔሳው ልጆችና በምሥራቅ ሰዎች ላይ ታላቅ ሽንፈት መቱአቸው።

9 ከእነርሱም ስድስት መቶ ሺህ ሰዎች ገደሉ፥ የሖራዊውን የሴይርን ልጆች ኃያላን ሁሉ በመካከላቸው ገደሉ፤ ከእነርሱም ጥቂቶች ብቻ ነበሩ፥ ደግሞም ከምሥራቅና ከዔሳው ልጆች ብዙ ገደሉአቸው። የዔሳውም ልጅ ኤልፋዝ የምሥራቅም ሰዎች ሁሉ ከዮሴፍና ከወንድሞቹ ፊት ሸሹ።

10 ዮሴፍና ወንድሞቹም እስከ ሱኮት ድረስ አሳደዷቸው፤ ከእነርሱም በሱኮት ሠላሳ ሰዎች ገደሉ፤ የቀሩትም አምልጠው እያንዳንዳቸው ወደ ከተማቸው ሸሹ።

11 ዮሴፍና ወንድሞቹ የግብፅም ኃያላን ጠላቶቻቸውን ሁሉ ገድለዋልና በደስታና በደስታ ከእነርሱ ተመለሱ።

12 የኤልፋዝም ልጅ ሴፎና ሰዎቹ ገና በግብፅ ለያዕቆብ ልጆች ባሪያዎች ነበሩ፥ ሕመማቸውም እየበዛ ሄደ።

13፤ የዔሳውም፡ ልጆችና፡ የሴይር፡ ልጆች፡ ወደ፡ ምድራቸው፡ በተመለሱ፡ ጊዜ፡ የሴይር፡ ልጆች፡ በልጆች፡ ጦርነት፡ የተነሣ፡ ኹሉ፡ በያዕቆብ፡ ልጆችና፡ በግብጽ፡ ወገኖች፡ እጅ፡ እንደወደቁ፡ አዩ። የኤሳው።

14፤ የሴይርም፡ ልጆች፡ የዔሳውን፡ ልጆች፡ አሉ፡ አያችሁ፡ ስለዚህም፡ ይህ፡ ሰፈር፡ በእናንተ፡ እንደ፡ ኾነ፡ ዐውቃችኋል፥ አንድ፡ ኀያል፡ ሰውም፡ በጦርነት፡ አንድ፡ አዋቂ፡ አልቀረም።

15፤ አሁንም ከምድራችን ውጡ፥ ከእኛም ዘንድ ወደ ከነዓን ምድር ወደ አባቶቻችሁ መኖሪያ ምድር ሂዱ። ልጆቻችሁ በኋለኛው ዘመን የልጆቻችንን ውጤት ለምን ይወርሳሉ?

16 የዔሳውም ልጆች የሴይርን ልጆች አልሰሙም፤ የሴይርም ልጆች ሊዋጉአቸው አሰቡ።

17 የዔሳውም ልጆች ዲንሃባ ወደምትባል ወደ አፍሪካውን ንጉሥ ወደ አንጌአስ በስውር ላኩ።

18 ከሰዎችህ የተወሰኑትን ላክ፥ ወደ እኛም ይምጡ፥ ከሖራዊም የሴይር ልጆች ጋር በአንድነት እንዋጋለን፥ ከምድሪቱም ሊያባርሩን ከእኛ ጋር ሊዋጉ ወስነዋል።

19፤ የዲንሃም፡ ንጉሥ፡ አንጋስ፡ እንዲሁ፡ አደረገ፥ በዚያም፡ ጊዜ፡ ለዔሳው፡ ልጆች፡ ወዳጆች፡ ነበረና፡ እንዲሁም፡ አደረገ፤ አንገያስም አምስት መቶ፡ ኃያላን፡ እግረኛ፡ ጭፍሮችና፡ ስምንት፡ መቶ፡ ፈረሰኞች፡ ወደ፡ ዔሳው፡ ልጆች፡ ላከ።

20 የሴይርም ልጆች ወደ ምሥራቅ ልጆች ወደ ምድያምም ልጆች እንዲህ ብለው ላኩባቸው፡ — የዔሳው ልጆች ያደረጉብንን አይታችኋል፤ ከልጆች ጋር በሚያደርጉት ውጊያ እኛ ሁላችን ከጥቂቶች በቀር የጠፋንበት። የያዕቆብ.

21 አሁንም ወደ እኛ ኑና እርዳን፣ እናም በአንድነት እንዋጋቸዋለን፣ እናም ከምድሪቱ እናባርራቸዋለን እናም ከወንድሞቻቸው ከያዕቆብ ልጆች ጋር በተዋጉበት ወቅት ስለ እነሱ የሞቱትን የወንድሞቻችንን ፍርድ እንበቀላለን።

22 የምሥራቅም ሰዎች ሁሉ የሴይርን ልጆች ሰሙ፥ ስምንት መቶም የሚያህሉ ሰይፍ የተመዘዙ ሰዎች ወደ እነርሱ መጡ፤ የዔሳውም ልጆች በዚያን ጊዜ በፋራን ምድረ በዳ ከሴይር ልጆች ጋር ተዋጉ።

23፤ የዚያን፡ ጊዜም፡ የሴይር፡ ልጆች፡ በዔሳው፡ ልጆች፡ ላይ፡
አሸነፉ፤ የሴይርም፡ ልጆች፡ በዚያ፡ ቀን፡ የዔሳውን፡ ልጆች፡ በዚያ፡ ሰልፍ፡ ከዲንሃባ፡ ንጉሥ፡ ከ አንጋዓስ፡ ሕዝብ፡ ሁለት፡ መቶ የሚያህሉ፡ ሰዎች፡ ገደሉ።

24፤ በሁለተኛውም፡ ቀን፡ የዔሳው፡ ልጆች፡ ሁለተኛ፡ ጊዜ፡ ከሴይር፡ ልጆች፡ ጋራ፡ ሊዋጉ፡ ተመለሱ፤ ሰልፉም፡ በዔሳው፡ ልጆች፡ ላይ፡ ጸና፥ ስለ፡ ሴይርም፡ ልጆች፡ እጅግ፡ አስጨነቃቸው።

25 የዔሳውም ልጆች የሴይር ልጆች ከእነርሱ ይልቅ እንደ በዙ ባዩ ጊዜ ከዔሳው ልጆች አንዳንድ ሰዎች ተመልሰው ጠላቶቻቸውን የሴይርን ልጆች ረዱአቸው።

26 ከዔሳውም ልጆች በሁለተኛው ጦርነት ከሕዝቡ በዲንሃባ ንጉሥ አንጌዓስ ሌላ አምሳ ስምንት ሰዎች ወደቁ።

27፤ በሦስተኛውም፡ ቀን፡ የዔሳው፡ ልጆች
በሁለተኛው፡ ሰልፍ፡ ሊወጉአቸው፡ ከወንድሞቻቸው፡ የተመለሱ፡ እንደ፡ ኾኑ፡ ሰሙ።
የዔሳውም ልጆች ይህን ነገር በሰሙ ጊዜ አለቀሱ።

28 ጠላቶቻችንን የሴይርን ልጆች ይረዱ ዘንድ ከእኛ የተመለሱትን ወንድሞቻችንን ምን እናድርግ? የዔሳውም ልጆች ዳግመኛ ወደ ዲንሃባ ንጉሥ ወደ አንጌዓስ ላኩ።

29 ከእነርሱ ጋር ከሴይር ልጆች ጋር እንድንዋጋ ሌሎች ሰዎችን ላክልን፤ እነርሱ ከእኛ ሁለት ጊዜ ከብደውነበርና።

30 ዳግመኛም አንጌስ ወደ ዔሳው ልጆች ስድስት መቶ የሚያህሉ ጽኑዓን ሰዎች ላከ፥ የዔሳውንም ልጆች ለመርዳት መጡ።

31፤ ከአሥር፡ ቀንም፡ በኋላ፡ የዔሳው፡ ልጆች፡ ደግሞ፡ ከሴይር፡ ልጆች፡ ጋራ፡ በፋራን፡ ምድረ፡ በዳ፡ ተዋጉ፡ ሰልፉም፡ በሴይር፡ ልጆች፡ ላይ፡ ጸና፥ የዔሳውም፡ ልጆች፡ በዚህ፡ ጊዜ፡ በሴይር፡ ልጆች፡ ላይ፡ በረታባቸው።
ሴይርና የሴይር ልጆች በዔሳው ልጆች ፊት ተመቱ፤ የዔሳውም ልጆች ከእነርሱ ሁለት ሺህ የሚያህሉ ሰዎችን ገደሉ።

32 የሴይርም ልጆች ኃያላን ሁሉ በዚህ ጦርነት ሞቱ፤ በከተሞቻቸውም የቀሩት ትናንሽ ልጆቻቸው ብቻ ቀሩ።

33 ምድያም ሁሉና የምሥራቅ ሰዎች ሁሉ ከሰልፉ ሸሹ፥ የሴይርንም ልጆች ትተው ሰልፉ እንደ በረታባቸው ባዩ ጊዜ ሸሹ፤ የዔሳውም ልጆች የምሥራቅን ልጆች ሁሉ አሳደዱ። መሬታቸው እስኪደርሱ ድረስ።

34 የዔሳውም ልጆች ከእነርሱ ሁለት መቶ አምሳ የሚያህሉትን ገደሉአቸው፤ በዚያም ሰልፍ

ከዔሳው ልጆች ሠላሳ የሚያህሉትን ገደሉ፤ ነገር ግን ወንድሞቻቸው ልጆቹን ይረዱ ዘንድ ከእነርሱ በመራቅ ይህ ክፉ ነገር ደረሰባቸው። የሴይርም ሰው፥ የዔሳውም ልጆች የወንድሞቻቸውን ክፉ ሥራ እንደ ገና ሰሙ፥ ስለዚህም ነገር ደግሞ አዘኑ።
35 ከሰልፉም በኋላ የዔሳው ልጆች ተመልሰው ወደ ሴይር መጡ፤ የዔሳውም ልጆች በሴይር ልጆች ምድር የቀሩትን ገደሉአቸው። ሚስቶቻቸውንና ሕፃናቶቻቸውን ገደሉ፤ በሕይወት እንዲኖሩ ከተዋቸው ከአምሳ ቈነጃጅቶችና ቈነጃጅት በቀር አንድም ነፍስ አላስቀሩም፤ የዔሳውም ልጆች አልገደሉአቸውም፥ ብላቴኖቹም ባሪያዎች ሆኑ ቈነጃጅቶችም ሆኑአቸው። ለሚስቶች ወሰደ.
36 የዔሳውም ልጆች በሴይር ልጆች ቦታ በሴይር ተቀመጡ፥ ምድራቸውንም ወረሱ።
37፤ የዔሳውም፡ ልጆች፡ በምድሩ፡ ላይ፡ ያለውን፡ ኹሉ፡ ለሴይር፡ ልጆች፡ መንጋቸውን፡ ላሞቻቸውንና፡ ከብቶቻቸውን፡ የሴይርን፡ ልጆች፡ ኹሉ፡ ወሰዱ። የዔሳውም ልጆች፡ ወሰዱ። በሴይር በሴይር ልጆች ስፍራ እስከ ዛሬ ድረስ፥ የዔሳውም ልጆች ለዔሳው አምስት ልጆች በየወገኖቻቸው ምድሩን በየክፍላቸው ከፋፈሉ።
38 በዚያም ወራት የዔሳው ልጆች በተወረሱባት ምድር ንጉሥ ያነግሡባቸው ዘንድ ወሰኑ። እንዲህም አይደለም በምድራችን ላይ ይነግሠናልና እኛም በምክሩ ሥር እንሆናለን ከጠላቶቻችንም ጋር ይዋጋልና አደረጉ ተባባሉ።
39 የዔሳውም ልጆች ሁሉ፡ —የዔሳው ልጆች ሁሉ በልጁ ላይ ተቈጥረዋልና ከወንድሞቻቸው አንድ ስንኳ እንዳይነግሥባቸው፥ ከወንድሞቻቸውም ካልሆኑ ሌላ ሰው በቀር እንዳይነግሥባቸው ብለው ማሉ። ወንድምና ወዳጅ ከሴይር ልጆች ጋር ሲጣሉ ከወንድሞቻቸው ስላገኟቸው ክፋት የተነሣ።
40 የዔሳውም ልጆች ከዚያ ቀን ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ከባዕድ አገር ንጉሥን እንጂ ከወንድሞቻቸው ንጉሥ አይመርጡም ብለው ማሉ።
41 በዚያም ከዲንሃባ ንጉሥ ከአንጌአስ ወገን አንድ ሰው ነበረ። ስሙም ቤላ የቢዖር ልጅ ነበረ፤ እርሱም እጅግ የተዋበ፥ የተዋበ፥ በጥበብም ሁሉ ጥበበኛ፥ አስተዋይና አማካሪ ነበረ። ከአንገያስም ሰዎች እንደ እርሱ ያለ ማንም አልነበረም።
42፤ የዔሳውም፡ ልጆች፡ ኹሉ፡ ወስደው፡ ቀባው፥ የንግሥና፡ ዘውድ፡ አጐጉት፡ አደረጉት፥ ሰገዱለትም፡ እንዲህም፡ አሉት።
43 አንሰላውንም ዘርግተው እያንዳንዳቸው የወርቅና የብር ጉትቻ ወይም ቀለበት ወይም አምባር አመጡለት፥ በብርና በወርቅ በኦንክስ ድንጋይና በዴሊየምም እጅግ ባለጠጎች አደረጉት፥ የንግሥናም ዙፋን አደረጉለት። በራሱም ላይ የንጉሥ አክሊል አኖሩ፥ ቤተ መንግሥትም ሠሩለት፥ በእርሱም ተቀመጠ፥ በዔሳውም ልጆች ሁሉ ላይ ነገሠ።
44፤ የኤንጋም፡ ሰዎች፡ ለሰልፋቸው፡ ከዔሳው፡ ልጆች፡ ላይ፡ ደመራቸውን፡ ወሰዱ፥ በዚያም፡ ጊዜ፡ ኼደው፡ ወደ፡ ዲንሃባ፡ ወደ፡ ነበረው፡ ጌታቸው፡ ተመለሱ።
45፤ ቤላም፡ በዔሳው፡ ልጆች፡ ላይ፡ ሠላሳ፡ ዓመት፡ ነገሠ፡ የዔሳውም፡ ልጆች፡ በሴይር፡ ልጆች፡ ፋንታ፡ በምድር፡ ተቀመጡ፡ እስከ፡ ዛሬም፡ ድረስ፡ በስፍራው ተዘልለው ተቀመጡ።

ምዕራፍ 58

1 እንዲህም ሆነ፤ እስራኤላውያን ወደ ግብፅ በወረዱ በሠላሳ ሁለተኛው ዓመት ዮሴፍ በሰባ አንደኛው ዓመት የግብፅ ንጉሥ ፈርዖን ሞተ፥ ልጁም ማሮን በገዛ መንግሥቱ ነገሠ። በምትኩ.
፪ እናም ፈርዖን ዮሴፍን ከመሞቱ በፊት ለልጁ ማሮን አባት እንዲሆን እና ማሮን በዮሴፍ እንክብካቤ እና በምክሩ ስር እንዲሆን አዘዘው።
3 ግብጻውያንም ሁሉ ዮሴፍ ይነግሥባቸው ዘንድ ይህን ነገር ተስማሙ፤ ግብፃውያን ሁሉ ዮሴፍን ይወዱ ነበርና የፈርዖን ልጅ ማሮን ብቻ በአባቱ ዙፋን ተቀምጦ ነበርና በዚያም ወራት በአባቱ ፋንታ ነገሠ። .
4 ማሮንም መንገሥ በጀመረ ጊዜ የአርባ አንድ ዓመት ጉልማሳ ነበረ፥ በግብፅም አርባ ዓመት ነገሠ፤ ግብፅም ሁሉ ስሙን በአባቱ ስም ፈርዖን ብሎ ጠራው፤ በግብፅም ይነግሡ የነበሩት ንጉሥ ሁሉ እንደ ልማዳቸው ፈርዖን ብለው ጠሩት። በእነርሱ ላይ.
፭ እናም እንዲህ ሆነ ፈርዖን በአባቱ ፋንታ በነገሠ ጊዜ፣ አባቱ እንዳዘዘው የግብፅን ህግጋት እና የመንግስትን ጉዳዮች ሁሉ በዮሴፍ እጅ አኖረው።
6፤ ዮሴፍም፡ በግብጽ፡ ላይ፡ ነገሠ፥ በግብጽም፡ ኹሉ፡ ላይ፡ ላይ፡ ተሾመ፥ ግብጽም፡ ኹሉ፡ በእርሱ፡ እና፡ በምክሩ፡ በታች፡ ነበሩ፤ ግብጽ፡ ኹሉ፡ ከፈርዖን፡ ሞት፡ በኋላ፡ ወደ ዮሴፍ፡ ዘንብ፡ ዘንድ፡ ዘንድ፡ ዘንድ፡ በእነርሱም፡ ላይ፡ ይነግሥ፡ ዘንድ፡ ወደዱ።
7 ነገር ግን በመካከላቸው። ሌላ ሰው አይንገሥብን፥ በላያችንም አይነግሥም እያሉ ያልወደዱት አንዳንድ ሰዎች ነበሩ። ፈርዖን ከሞተ በኋላ የግብፅ መንግሥት ሁሉ በዚያን ጊዜ በዮሴፍ ላይ አሳልፎ ሰጠ፤ እርሱ ገዢ ሆኖ በምድር ሁሉ ላይ ማንም ጣልቃ ሳይገባ የወደደውን አደረገ።
8 ግብፅም ሁሉ በዮሴፍ ተገዙ፤ ዮሴፍም በዙሪያው ያሉትን ጠላቶቹን ሁሉ ተዋጋ፥ አስገዛቸውም። ምድሪቱንም ሁሉ ፍልስጥኤማውያንንም ሁሉ እስከ ከነዓን ዳርቻ ድረስ ዮሴፍ አስገዛላቸው፥ ሁሉም በሥልጣኑ ሥር ነበሩ፥ ለዮሴፍም የዓመት ግብር ይሰጡ ነበር።
9 የግብፅም ንጉሥ ፈርዖን በአባቱ ፋንታ በዙፋኑ ላይ ተቀመጠ፤ ነገር ግን በመጀመሪያ በአባቱ ቁጥጥር ሥር እንደ ነበረ በዮሴፍ ቁጥጥርና ምክር ሥር ነበረ።
10 በዮሴፍ ምክር በግብፅ ምድር ብቻ አልነገሠም፤ ነገር ግን ዮሴፍ በዚያን ጊዜ ከግብፅ ጀምሮ እስከ ታላቁ ወንዝ እስከ ጴራት ድረስ በምድሪቱ ሁሉ ላይ ነገሠ።

11 ዮሴፍም በመንገዱ ሁሉ ተሳካለት፥ እግዚአብሔርም ከእርሱ ጋር ነበረ፥ እግዚአብሔርም ለዮሴፍ ጥበብንና ክብርን ክብርንም ፍቅርንም በግብፃውያን ልብና በምድር ሁሉ ሰጠው፥ ዮሴፍም ነገሠ። መላው አገሪቱ አርባ ዓመት.

12 የፍልስጥኤማውያንም አገር ሁሉ ከነዓንም በሲዶናም በዮርዳኖስ ማዶ ሁሉ በዘመኑ ሁሉ ለዮሴፍ ስጦታ ያመጡለት ነበር፤ አገሩም ሁሉ በዮሴፍ እጅ ነበረች፥ እንደዚያውም የዓመት ግብር አመጡለት። ዮሴፍ በዙሪያው ያሉትን ጠላቶቹን ሁሉ ተዋግቶ አሸንፎ ነበርና፣ እናም አገሩ ሁሉ በዮሴፍ እጅ ነበረች፣ እናም ዮሴፍ በግብፅ በዙፋኑ ላይ በሰላም ተቀመጠ።

፲፫ እናም ደግሞ የያዕቆብ ልጆች ወንድሞቹ ሁሉ በዮሴፍ ዘመን ሁሉ በምድሪቱ ተዘልለው ተቀመጡ፣ እናም ብዙ ሆኑ እናም በምድሪቱ ላይ እጅግ በዙ፣ እናም አባታቸው ያዕቆብ እንዳዘዛቸው በዘመናቸው ሁሉ እግዚአብሔርን አገለገሉ።

14 ከብዙ ዘመንና ከዓመታት በኋላም የዔሳው ልጆች በምድራቸው ጸጥ ብለው ከንጉሣቸው ከባላ ጋር በተቀመጡ ጊዜ የዔሳው ልጆች በዙ፥ በምድርም ላይ በዙ፥ ለመሄድም አሰቡ። ከያዕቆብ ልጆችና ከግብፅ ሁሉ ጋር ተዋጉ፥ ወንድማቸውንም የኤልፋዝን ልጅ ሴፎን ሰዎቹንም እንዲያድኑላቸው፥ በዚያም ዘመን ገና ለዮሴፍ ባሪያዎች ነበሩና።

15 የዔሳውም ልጆች ወደ ምሥራቅ ሰዎች ሁሉ ላኩ፥ ከእነርሱም ጋር ታረቁ፥ የምሥራቅም ልጆች ሁሉ ከዔሳው ልጆች ጋር ወደ ግብፅ ወደ ሰልፍ ይወጡ ዘንድ ወደ እነርሱ መጡ።

፲፮ እናም ደግሞ የዲንሃባህ ንጉስ የአንጌአስ ሰዎች ወደ እነርሱ መጡ፣ እናም ደግሞ ወደ እስማኤል ልጆች ላኩ እናም እነሱ ደግሞ ወደ እነርሱ መጡ።

17፤ ይህም፡ ሕዝብ፡ ኹሉ፡ የዔሳውን፡ ልጆች፡ በጦርነት፡ ይረዱ፡ ዘንድ፡ ይረዱ፡ ዘንድ፡ ተሰበሰቡ፡ ወደ፡ ሴይር፡ መጡ፤ ይህም፡ ሰፈር፡ እጅግ፡ ትልቅ፡ ነበርና፡ ብዙ፡ እንደ፡ ባሕር፡ አሸዋ፡ ሰው፡ የከበደ፡ ነበረ፤ ርሱም፡ ስምንት፡ መቶ፡ ሺሕ፡ ሰው፡ እግረኛና፡ ፈረሰኛ፡ ነበሩ። እነዚህ ሁሉ ጭፍራዎች ከያዕቆብ ልጆች ጋር ሊዋጉ ወደ ግብፅ ወረዱ፥ በራምሴም አጠገብ ሰፈሩ።

18 ዮሴፍም ከወንድሞቹ ጋር ከግብፅ ኃያላን ስድስት መቶ የሚያህሉ ሰዎች ጋር ወጣ፥ በራምሴም ምድር ከእነርሱ ጋር ተዋጉ። ፤ የያዕቆብም ልጆች በዚያን ጊዜ እንደ ገና ከዔሳው ልጆች ጋር ተዋጉ፥ የያዕቆብ ልጆች ወደ ግብፅ በወረዱ በአምሳኛው ዓመት፥ ቤላ በሴይር በዔሳው ልጆች ላይ የነገሠ በሠላሳኛው ዓመት ነው።

19፤ እግዚአብሔርም፡ የዔሳውን፡ ኃያላን፡ ኹሉ፡ የምሥራቅን፡ ልጆች፡ በዮሴፍና፡ በወንድሞቹ፡ እጅ፡ አሳልፎ፡ ሰጣቸው፤ የዔሳውም፡ ልጆችና፡ የምሥራቅ፡ ልጆች፡ በዮሴፍ፡ ፊት፡ ተመቱ።

20 ከዔሳውም ሕዝብና ከተገደሉት የምሥራቅ ሰዎች ሁለት መቶ ሺህ የሚያህሉ ሰዎች በያዕቆብ ልጆች ፊት ወደቁ፥ የቢዖርም ልጅ ንጉሣቸው ቤላ ከእነርሱ ጋር በሰልፍ ወደቀ፥ የእስራኤልም ልጆች ዔሳውም ንጉሣቸው በጦርነት ወድቆ እንደ ሞተ አይቶ በጦርነት እጆቻቸው ደከሙ።

21 ዮሴፍና ወንድሞቹ ግብፃውያንም ሁሉ የዔሳውን ቤት ሰዎች መቱአቸው፤ የዔሳውም ሕዝብ ሁሉ የያዕቆብን ልጆች ፈርተው ከፊታቸው ሸሹ።

22 ዮሴፍና ወንድሞቹ ግብፃውያንም ሁሉ የአንድ ቀን መንገድ ያህል አሳደዱአቸው፤ ከእነርሱም ሦስት መቶ የሚያህሉ ሰዎችን ገደሉ፥ በመንገድም መቱአቸው። ከእነርሱም በኋላ ተመለሱ።

23 ዮሴፍና ወንድሞቹም ሁሉ ወደ ግብፅ ተመለሱ፥ ከእነርሱም አንድ ስንኳ አልቀረም፤ ከግብፃውያንም አሥራ ሁለት ሰዎች ሞቱ።

24 ዮሴፍም ወደ ግብፅ በተመለሰ ጊዜ ሴፎንና ሰዎቹን በተጨማሪ እንዲታሰሩ አዘዘ፥ በብረትም አሰሩአቸው፥ ሐዘናቸውንም ጨመሩ።

25 ከእነርሱም ጋር የነበሩት ኃያላን ሁሉ በሰልፍ ወድቀው ነበርና የዔሳው ልጆችና የምሥራቅ ሰዎች ሁሉ እያፍሩ ወደ ከተማቸው ተመለሱ።

26 የዔሳውም ልጆች ንጉሣቸው በሰልፍ እንደ ሞተ ባዩ ጊዜ ፈጥነው ከምሥራቅ ሰዎች አንድ ሰው ወሰዱ። ዮባብም የበጽራ አገር ሰው የሆነ የዛራቅ ልጅ ነበረ፤ በንጉሣቸው በቤላ ፋንታ አነገሡት።

27 ኢዮባብም በእርሱ ፋንታ በቤላ ዙፋን ላይ ተቀመጠ፤ ኢዮባብም በኤዶምያስ በዔሳው ልጆች ላይ አሥር ዓመት ነገሠ፤ የዔሳውም ልጆች ከዚያን ቀን ጀምሮ ከያዕቆብ ልጆች ጋር ሊዋጉ አልሄዱምና። የዔሳውም ልጆች የያዕቆብን ልጆች ጽናት አወቁ፥ እጅግም ፈሩአቸው።

28፤ ከዚያም፡ ቀን፡ ዠምሮ፡ የዔሳው፡ ልጆች፡ የያዕቆብን፡ ልጆች፡ ጠሏቸው፥ ጥላቻና፡ ጥልም፡ በመካከላቸው፡ እስከ፡ ቀን፡ ኹሉ፡ እስከ፡ ዛሬ፡ ድረስ፡ ጸኑ።

29፤ ከዚህም፡ በኋላ፡ ከዐሥር፡ ዓመት፡ በኋላ፡ የእስራኤል፡ ልጅ፡ የዛራኽ፡ ልጅ፡ ዮባብ፡ ሞተ፡ የዔሳውም፡ ልጆች፡ ከቴማን፡ ምድር፡ ነበረው፡ ኩሳምን፡ የሚባልን፡ ሰው፡ ወሰዱ፥ አደረጉም። በኢዮባብ ፋንታ ነገሠባቸው፤ ኩሳምም በኤዶምያስ በዔሳው ልጆች ላይ ሀያ ዓመት ነገሠ።

30፤ የግብጽም፡ ንጉሥ፡ ዮሴፍ፡ ወንድሞቹም፡ የእስራኤልም፡ ልጆች፡ ኹሉ፡ ከዮሴፍ፡ ልጆችና፡ ወንድሞቹ፡ ኹሉ፡ ጋራ፡ በዚያ፡ ጊዜ፡ በግብጽ፡ በግብጽ፡ ተቀምጠው፡ ተቀመጡ። በዮሴፍና በወንድሞቹ ዘመን ከጦርነት አረፈ።

ምዕራፍ 59

1 በግብፅም የተቀመጡ ከያዕቆብ ጋር የመጡ የእስራኤል ልጆች ስም ይህ ነው የያዕቆብም ልጆች ሁሉ እያንዳንዱ ቤተ ሰባቸው ወደ ግብፅ መጡ።

2 የልያም ልጆች ሮቤል፥ ስምዖን፥ ሌዊ፥ ይሁዳ፥ ይሳኮር፥ ዘብሎን፥ እኅታቸውም ዲና ነበሩ።

3 የራሔልም ልጆች ዮሴፍና ብንያም ነበሩ።

4 የልያ ባሪያ የዚልጳም ልጆች ጋድና አሴር ነበሩ።

5 የራሔል ባሪያ ባላም ልጆች ዳንና ንፍታሌም ነበሩ።

6 እነዚህም ከአባታቸው ከያዕቆብ ጋር ወደ ግብፅ ከመምጣታቸው በፊት በከነዓን ምድር የተወለዱላቸው ዘሮቻቸው ናቸው።

7 የሮቤልም ልጆች ካኖክ፥ ፈሉስ፥ ኬጽሮን፥ ካርሚ ነበሩ።

8 የስምዖንም ልጆች ይሙኤል፥ ያሚን፥ ኦሃድ፥ ያኪን፥ ዘካር፥ የከነዓናዊቷም ልጅ ሳኦል ነበሩ።

9 የሌዊም ልጆች ጌድሶን፥ ቀዓት፥ ሜራሪ፥ እኅታቸውም ዮካብድ ነበሩ፤ ወደ ግብፅም ሲወርዱ የተወለደቻቸው።

10 የይሁዳም ልጆች ዔር፥ አውናን፥ ሴሎም፥ ፋሬስ፥ ዘራቅ ነበሩ።

11 ዔርና አውናንም በከነዓን ምድር ሞቱ። የፋሬስም ልጆች ኬጽሮንና ካሙል ነበሩ።

12 የይሳኮርም ልጆች ቶላ፥ ፉዋ፥ ኢዮብ፥ ሾምሮን ነበሩ።

13 የዛብሎንም ልጆች ሴሬድ፥ ኤሎንና ያክልኤል ነበሩ፤ የዳንም ልጅ ኩሺም ነበረ።

14 የንፍታሌምም ልጆች ያሕጽኤል፥ ጉኒ፥ ዬጽር፥ ሺላም ነበሩ።

15 የጋድም ልጆች ሲፊዮን፥ ቻጊ፥ ሹኒ፥ ኤዝቦን፥ ኤሪ፥ አሮዲ፥ አረሊ ነበሩ።

16፤ የአሴርም፡ ልጆች፡ ይምና፡ ይሽዋ፡ ይሽዊ ፡ በሪያ፡ እኅታቸው፡ ሴራ፡ ነበሩ። የቤርያም ልጆች ኬቤርና መልኪኤል ነበሩ።

17 የብንያምም ልጆች ቤላ፥ ቤኬር፥ አሽቤል፥ ጌራ፥ ንዕማን፥ አኪ፥ ሮሽ፥ ሙፒም፥ ቹፒም፥ ኦርድ ነበሩ።

18 በግብፅ የተወለዱለት የዮሴፍ ልጆች ምናሴና ኤፍሬም ነበሩ።

19 ከያዕቆብም ወገብ የወጡ ነፍሶች ሁሉ ሰባ ነፍሶች ነበሩ። ከአባታቸው ከያዕቆብ ጋር በዚያ ይቀመጡ ዘንድ ወደ ግብፅ የመጡት እነዚህ ናቸው፤ ዮሴፍና ወንድሞቹም ሁሉ በግብፅ ተዘልለው ተቀመጡ፥ በዮሴፍም ሕይወት ሁሉ የግብፅን መልካሙን ይበሉ ነበር።

20 ዮሴፍም በግብፅ ምድር ዘጠና ሦስት ዓመት ኖረ፥ ዮሴፍም በግብፅ ሁሉ ላይ ሰማንያ ዓመት ነገሠ።

21 ዮሴፍም የሚሞትበት ወራት በቀረበ ጊዜ ልኮ ወንድሞቹንና የአባቱን ቤተ ሰቦች ሁሉ አስጠራ፥ ሁሉም ተሰብስበው በፊቱ ተቀመጡ።

22 ዮሴፍም ወንድሞቹንና የአባቱን ቤተ ሰቦች ሁሉ፡ — እነሆ እኔ እሞታለሁ፥ እግዚአብሔርም በእርግጥ ጎበኛችሁ፥ ከዚህችም ምድር ለአባቶቻችሁ ሊሰጣቸው ወደ ማለላቸው ምድር ያወጣችኋል አላቸው።

23፤ እግዚአብሔርም፡ ከዚህ፡ ወደ፡ አባቶቻችሁ፡ ምድር፡ ያወጣችኋችኋል፡ ዘንድ፡ በጎበኛችኹ፡ ጊዜ፡ አጥንቶቼን፡ ከዚህ፡ ያወጣችኋል ።

24፤ ዮሴፍም፡ የእስራኤልን፡ ልጆች፡ ለዘራቸው፡ እንዲህ፡ ብሎ፡ ማለላቸው።

25፤ ከዚህም፡ በኋላ፡ እንዲህ፡ ኾነ ፤ በዚያ፡ ዓመት፡ የእስራኤል፡ ልጆች፡ ወደ፡ ግብጽ፡ በወረዱ፡ በሰባ፡ አንደኛው፡ ዓመት፡ ዮሴፍ፡ ሞተ።

26፤ ዮሴፍም፡ በግብጽ፡ ምድር፡ በሞተ፡ ጊዜ፡ የመቶ፡ ዐሥር፡ ዓመት፡ ጉልማሳ፡ ነበረ፤ ወንድሞቹም፡ ኹሉና፡ አገልጋዮቹ፡ ኹሉ፡ ተነሥተው፡ እንደ፡ ልማዳቸው፡ ዮሴፍን፡ አቀባው፤ ወንድሞቹና፡ ግብጽም፡ ኹሉ፡ ስለ፡ ሰባ፡ አዘኑለት። ቀናት.

27 ዮሴፍንም ሽቱና ሽቱ የሞላበትን ሣጥን ውስጥ አኖሩት፥ በወንዙም ዳር ሴሆርን ልጆቹንም ወንድሞቹንም ሁሉ ቀበሩት የአባቱም ቤተ ሰቦች ሁሉ ሰባት ሠርተው ሠሩ። ለእርሱ የቀን ልቅሶ.

28 ዮሴፍም ከሞተ በኋላ በዚያን ጊዜ ግብፃውያን ሁሉ በእስራኤል ልጆች ላይ ይገዙ ጀመር፤ በአባቱም ፋንታ የነገሠው የግብፅ ንጉሥ ፈርዖን የግብፅን ሕግጋት ሁሉ ወሰደና መራ። የግብፅ መንግሥት ሁሉ በእርሱ ምክር ሥር ሆኖ በሕዝቡ ላይ ተማምኖ ነገሠ።

ምዕራፍ 60

1 ዮሴፍም ከሞተ በኋላ እስራኤላውያን ወደ ግብፅ ከወረዱ በሰባ ሁለተኛው ዓመት ዓመት በሆነ ጊዜ፥ የዔሳው ልጅ የኤልፋዝ ልጅ ሴፎ ከእርሱና ሰዎቹ ጋር ከግብፅ ሸሸ። ሄዱ።

2 ወደ አፍሪካም ዲንሃባህ ወደምትባል የአፍሪካ ንጉሥ ወደ አንጌስ መጣ፣ አንጌያስም በታላቅ ክብር ተቀብሏቸዋል፣ እናም ሴፎን የሠራዊቱ አለቃ አደረገው።

፫ እናም ሴፎ በአንጃስና በህዝቡ ፊት ሞገስን አገኘ፣ እናም ሴፎ ለአፍሪካ ንጉስ አንጌስ ለብዙ ቀናት የሠራዊቱ አለቃ ነበረ።

4 እናም ሴፎ ከግብፃውያንና ከያዕቆብ ልጆች ጋር እንዲዋጋ እና የወንድሞቹን ፍርድ እንዲበቀልላቸው ሠራዊቱን ሁሉ እንዲሰበስብ የአፍሪካን ንጉሥ አንጌያስን አታሎ።

5 አንጌዓስ ግን ዚፎን ይህን ነገር ያደርግ ዘንድ አልሰማውም፤ ምክንያቱም አንጌያስ የያዕቆብን ልጆች ብርታትና ከዔሳው ልጆች ጋር በተዋጉበት ጊዜ በሠራዊቱ ላይ ያደረጉትን ያውቅ ነበርና።

6 ፮ እናም በዚያን ጊዜ ሴፎ በአንጃስና በሕዝቡ ሁሉ ፊት እጅግ ታላቅ ነበር፣ እናም በግብፅ ላይ እንዲዋጉ ዘወትር ያሳባቸዋል፣ ነገር ግን አልፈቀዱም።

7 በዚያም ወራት በኪቲም ምድር በፑዚምና ከተማ ኡዙ የሚባል አንድ ሰው ነበረ፥ በኪቲምም ልጆች ተጸየፈ፥ ሰውየውም ሞተ፥ ወንድ ልጅም አልነበረውም። ጃኒያ የምትባል አንዲት ሴት ልጅ።

8 ብላቴናይቱም እጅግ ውብ፣ የተዋበች እና አስተዋይ ነበረች፣ እንደ እርስዋም ያለ ውበትና ጥበብ በምድር ላይ አልታየችም።

9፤ የአፍሪካ፡ ንጉሥ፡ የአንጌስም፡ ሕዝብ፡ አይቷት፡ መጥተው፡ አመሰገኗት፡ አንጌስም፡ ወደ ኪቲም፡ ልጆች፡ ላከ፥ ለራሱም፡ ያገባት፡ ለመነው፥ የኪቲምም፡ ሰዎች፡ ይሰጧት፡ ተስማሙ። ለእርሱ ለሚስት።

10 የአንጌስም መልእክተኞች ከኪጢም ምድር ለመጓዝ በወጡ ጊዜ፥ እነሆ የቢበንቱ ንጉሥ

የቶኑስ መልእክተኞች ወደ ኪቲም መጡ፤ የቢበንቱ ንጉሥ ተርኑስ ደግሞ መልእክተኞቹን ልኮ ያኒያን እንዲወስድ እንዲለምኑት ልኮ ነበር። እርሱ ራሱ ሚስት ነው፥ ሰዎቹም ሁሉ ያመሰግኑአት ነበርና ባሪያዎቹን ሁሉ ወደ እርስዋ ላከ።

11 የተርኖስም ባሪያዎች ወደ ኪቲም መጡ፥ ኢያንያንም ወደ ንጉሣቸው ቶርኖስ ያገባ ዘንድ ለመኑት።

12 የኪጢምም ሰዎች እንዲህ አሉአቸው፡ — የአፍሪቃ ንጉሥ አንጌያስ ከመምጣታችሁ በፊት ሚስት እንድትሆነው ፈልጋለች እና እኛ እንድንሰጣት አንችልም፤ እና አሁን ይህን ማድረግ አንችልም። ለቱኑስ ሊሰጣት ከብላቴናይቱ አንጌያስን የሚከለክል ነገር።

13፤ እኛ፡ ወደ፡ ሰልፍ፡ መጥቶ፡ እንዳያጠፋን፡ አንጋስን፡ እጅግ፡ እንፈራለንና፥ ጌታኽም፡ ተርኑስ፡ ከእጁ፡ ሊያድነን፡ አይችልም።

14 የተርኖስም መልእክተኞች የኪጢምን ልጆች ቃል ሁሉ በሰሙ ጊዜ ወደ ጌታቸው ተመልሰው የኪቲም ልጆችን ቃል ሁሉ ነገሩት።

15፤ የኪጢምም፡ ልጆች፡ ለአንጌስ፡ እነሆ፡ ቶኑስ፡ ያገባትን፡ ያገባት፡ ዘንድ፡ ላከ፥ እንዲህም፡ መልስ፡ ብሎ፡ ዘንድ፡ ላኩ። ከአንተ ጋር ሊወጋ ሠራዊቱን ሁሉ እንደሰበሰበ ሰምተናል፣ እናም ወንድምህን ሉኩስን ሊወጋ በሰርዱኒያ መንገድ ሊያልፍ እንዳሰበ፣ ከዚያም በኋላ ሊዋጋህ እንደሚመጣ ሰምተናል።

16 አንጌያስም የኪጢም ልጆች በመዝገብ የላኩትን ቃል ሰማ፥ ቍጣውም ነደደ፥ ተነሥቶም ሠራዊቱን ሁሉ ሰብስቦ በባሕር ደሴቶች በኩል ወደ ሰርዱኒያ በሚወስደው መንገድ መጣ። የሰርዱኒያ ንጉሥ ሉከስ ወንድም።

17 የሉቃስም ልጅ ኒብሎስ አጎቱ አንጌስ እንደ መጣ በሰማ ጊዜ ከብዙ ሠራዊት ጋር ሊገናኘው ወጣ፥ ሳመውም፥ አቅፎም ወሰደው ንብሎስም አንጌስን፦ አባቴን በጠየቅኸው ጊዜ ደህና፣ ከቱኑስ ጋር ለመውጋት ከአንተ ጋር በሄድኩ ጊዜ፣ የሠራዊቱ አለቃ እንዲያደርግልኝ ለምነው፣ አንጌስም እንዲሁ አደረገ፣ ወደ ወንድሙም መጣ፣ ወንድሙም ሊገናኘው መጣ። ከደህንነቱም በኋላ ጠየቀው።

18 አንጌያስም ወንድሙን ሉኩስን ከደኅንነቱ በኋላ ልጁን ኒብሎስን የሠራዊቱ አለቃ እንዲያደርገው ጠየቀው፤ ሉቃስም እንዲሁ አደረገ፤ አንጌያስና ወንድሙ ሉኩስም ተነሥተው ወደ ተርኖስ ወደ ጦርነት ሄዱ፤ ከእነርሱም ጋር ታላቅ ሠራዊት ነበረ። ሰራዊት እና ከባድ ህዝብ።

19 በመርከብም መጣ፥ ወደ አስቶራሽም ግዛት ገቡ፥ እነሆም ተርኑስ ወደ እነርሱ መጣ፥ ወደ ሰርዱኒያም ወጥቶ ሊያጠፋት አስቦ ነበርና ከእርሱም ጋር ሊዋጋ ከዚያ ወደ አንጌስ ሄደ።

፳ እናም አንጌያስ እና ወንድሙ ሉከስ ተርኖስን በካኖፒያ ሸለቆ አገኙት፣ እናም ጦርነቱ በዚያ ስፍራ በመካከላቸው ጠንካራ እና ጠንካራ ሆነ።

፳፩ እናም በሰርዱኒያ ንጉሥ በሉከስ ላይ ጦሩ ሆነ፣ ሠራዊቱም ሁሉ ወደቁ፣ እናም ልጁ ኒብሎስ ደግሞ በዚያ ጦርነት ወደቀ።

22 አጎቱ አንጌስም ባሪያዎቹን አዘዛቸው፥ ለኒብሎስም የወርቅ ሣጥን አደረጉ፥ ወደ እርሱም አስገቡት፤ ዳግመኛም ተርኖስ ጋር ተዋጋ፥ አንጌያስም ከእርሱ ይልቅ በረታ፥ ገደለውም፥ ሕዝቡንም ሁሉ መታቸው። የሰይፍ ስለት፥ አንጌያስም የወንድሙን ልጅ የኒብሎስን ፍርድና የወንድሙን የሉኩስን ጦር ተበቀለ።

23 ተርኑስም በሞተ ጊዜ ከጦርነቱ የተረፉት ሰዎች እጅ ደከመች፥ ከአንጃስና ከወንድሙ ሉኩስም ፊት ሸሹ።

፳፬ እናም አንጌስና ወንድሙ ሉኩስ በአልፋኑና ሮማ መካከል ወዳለው መንገድ አሳደዷቸው፤ የቱኖስንም ሠራዊት ሁሉ በሰይፍ ስለት ገደሉ።

25 የሰርዱኒያ ንጉሥ ሉከስም ባሪያዎቹን የናስ ሣጥን እንዲሠሩ የልጁንም የንብሎስን ሥጋ እንዲያኖሩት አዘዛቸው፥ በዚያም ቀበሩት።

26 በዚያም በመንገዱ ላይ ረጅም ግንብ ሠሩበት፥ ስሙንም በኒብሎስ ስም እስከ ዛሬ ድረስ ጠሩት፤ የቢበንቱን ንጉሥ ተርኖስንም በዚያ ስፍራ ከኒብሎስ ጋር ቀበሩት።

፳፯ እነሆም በአልፋኑና በሮማህ መካከል ባለው መንገድ የኒብሎስ መቃብር በአንድ በኩል የቶኑስም መቃብር በሌላ በኩል ነው፥ በመካከላቸውም እስከ ዛሬ ድረስ ንጣፍ አለ።

፳፰ እናም ኒብሎስ በተቀበረ ጊዜ፣ አባቱ ሉከስ ከሠራዊቱ ጋር ወደ አገሩ ሳርዱኒያ ተመለሰ፣ እና ወንድሙ የአፍሪቃ ንጉሥ አንጌያስ ከሕዝቡ ጋር ወደ ቢበንቱ ከተማ፣ እርስዋ የቱኑስ ከተማ ሄደ።

29 የቢበንቱም ሰዎች ስለ ዝናው ሰሙ፥ እጅግም ፈሩት፥ በልቅሶና በልመናም ሊቀበሉት ወጡ፤ የቢቤንቱም ሰዎች እንዳይገድላቸው ከተማቸውንም እንዳያፈርስ አንጌያስን ለመኑአቸው። በዚያም ወራት ቢበንቱ ከኪቲም ልጆች ከተሞች እንደ አንዲቱ ይቈጠር ነበርና እንዲሁ አደረገ። ስለዚህ ከተማይቱን አላጠፋም።

30 ነገር ግን ከዚያን ቀን ጀምሮ የአፍሪቃ ንጉሥ ጭፍሮች ሊዘርፉና ሊዘርፉት ወደ ኪቲም ሄዱ፤ በሄዱም ጊዜ የአንጋስ ሠራዊት አለቃ ሴፎ ከእነርሱ ጋር ይሄድ ነበር።

፴፩ ከዚህም በኋላ አንጌያስ ከሠራዊቱ ጋር ዘወር ብሎ ወደ ቱዚምና ከተማ መጡ፣ አንጌያስም ከዚያ የኡዙን ልጅ ያኒያን አገባና ወደ ከተማው ወደ አፍሪካ አመጣት።

ምዕራፍ 61

1 በዚያም ጊዜ የግብፅ ንጉሥ ፈርዖን በግብፅ ውስጥ ጠንካራ ቤተ መንግሥት እንዲሠሩለት ሕዝቡን ሁሉ አዘዘ።

2 ደግሞም ግብፃውያንን በግንባታው ውስጥ እንዲረዱ የያዕቆብን ልጆች አዘዘ፣ ግብፃውያንም ውብና የሚያምር ቤተ መንግሥት ለንጉሣዊ መኖሪያነት ሠሩ፣ በዚያም

ተቀመጠ፣ መንግሥቱንም አድሶ በሰላም ነገሠ።

3 የያዕቆብም ልጅ ዛብሎን በዚያው ዓመት እስራኤላውያን ወደ ግብፅ በወረዱ በሰባ ሁለተኛው ዓመት ሞተ፤ ዛብሎንም የመቶ አሥራ አራት ዓመት ሰው ሆኖ ሞተ፥ በሣጥንም ውስጥ ተጨምሮ በእጁ ሰጠ። የልጆቹ።

4 በሰባ አምስተኛውም ዓመት ወንድሙ ስምዖን ሞተ፥ በሞተ ጊዜ ዕድሜው መቶ ሀያ ዓመት ነበር፥ በሣጥንም ውስጥ ተጨመረው ለልጆቹም እጅ ሰጠ።

5፤ የዔሳውም፡ ልጅ፡ የኤልፋዝ፡ ልጅ፡ የዲንሃባ፡ ንጉሥ፡ ለአንጋስ፡ የሠራዊቱ፡ አዛዥ፡ የሠራዊት፡ አለቃ፡ ዝፎ፡ ከያዕቆብ፡ ልጆች፡ ጋራ፡ በግብፅ፡ ያለውን፡ ልጆች፡ ለመውጋት፡ ይዘጋጅ ዘንድ፡ ዕለት ዕለት፡ ያስታውቀው፡ ነበር። ባሪያዎቹ ከዔሳው ልጆች ጋር በተዋጉበት ጊዜ ያደረጓቸውን የያዕቆብን ልጆች ኃይል ሁሉ ነገሩትና።

፮ እናም በዚያን ወራት ሴፎ ከያዕቆብ ልጆች ጋር እንዲዋጋ በየዕለቱ አንጌያስን ያታልለው ነበር።

7 ከተወሰነ ጊዜም በኋላ አንጌስ የሴፎን ቃል ሰምቶ ከያዕቆብ ልጆች ጋር በግብፅ ይዋጋ ዘንድ ፈቀደለት፤ አንጌያስም በባሕር ዳር እንዳለ አሸዋ የበዙትን ሕዝቡን ሁሉ አዘጋጀ። ወደ ግብፅ ለመውጋት ቁርጥ ውሳኔ አደረገ።

፰ እናም ከአንጋስ አገልጋዮች መካከል የአሥራ አምስት ዓመት ብላቴና ነበረ፥ ስሙም የቢዖር ልጅ በለዓም ነበረ፥ ብላቴናውም እጅግ ጠቢብ እና የጥንቆላ ጥበብን ተረድቶ ነበር።

9 አንጌዓስም በለዓምን እንዲህ አለው፡ — ወደዚህ በምንሄድበት ጦርነት ማን እንደሚያሸንፍ እናውቅ ዘንድ ከጠንቋዩ ጋር እለምንሃለሁ።

10 በለዓምም ሰም ያመጡለት ዘንድ አዘዘ፥ ከእርሱም የሠረገላዎችንና የፈረሰኞችን አምሳያ የአንጋዖን ሠራዊትና የግብፅን ሠራዊት የሚወክሉ ሠራ፥ ለዚሁም ዓላማ በተዘጋጀው ውኃ ውስጥ አኖራቸው። የባርሰነት ዛፎችንም በእጁ ያዘ ተንኮሉንም አደረገ በውኃውም ላይ አጣበቀላቸውም በውኃውም ውስጥ የአንበሳ ጭፍራ ምስል ሲወድቅ ታየው። በግብፃውያንና በያዕቆብ ልጆች ምስል ፊት።

11፤ በለዓምም፡ ይህን፡ ነገር፡ ለአንገሥ፡ ነገረው፥ አንጌስም፡ ተስፋ ቈረ፥ ወደ፡ ሰልፍም፡ ሊወርድ፡ አልታጠቀም፥ በከተማውም፡ ተቀመጠ።

12 የኤልፋዝም ልጅ ሴፎ አንጌያስ ከግብፃውያን ጋር ለመውጋት ተስፋ እንደቈረ ባየ ጊዜ ሴፎ ከአንጃስ ከአፍሪካ ሸሸ፥ ሄደም ወደ ኪቲም መጣ።

13 እናም የኪቲም ሰዎች ሁሉ በታላቅ ክብር ተቀበሉት፣ እናም ዘመናቸውን ሁሉ እንዲዋጋ ቀጠሩት፣ እናም ሴፎ በዚያን ጊዜ እጅግ ባለጸጋ ሆነ፣ እናም የአፍሪካ ንጉስ ወታደሮች በዚያን ጊዜ ተስፋፍተው ነበር፣ እናም የኪቲም ልጆች ተሰብስበው ወደ ቆጵቲዝያ ተራራ ሄዱ፤ ስለ መጡባቸውም ስለ አፍሪካ ንጉሥ አንጌስ ጭፍራ።

፲፬ እናም አንድ ቀን ነበር ሴፎ አንዲት ጊደር አጣች፣ እናም ሊፈልግአት ሄደ፣ እናም በተራራው ዙሪያ ስትወርድ ሰማ።

15 ጺፎም ሄዶ አየ፥ እነሆም ከተራራው በታች አንድ ትልቅ ዋሻ ነበረ፥ በዋሻውም ደጃፍ ላይ ታላቅ ድንጋይ ነበረ፥ ሴፎም ድንጋዩን ሰነጠቀ፥ ወደ ዋሻውም ገባ፥ ተመለከተም። እነሆም፥ አንድ ትልቅ እንስሳ በሬውን ይበላ ነበር። ከመካከል ወደ ላይ ሰውን ይመስላል፣ ከመካከለኛውም ወደ ታች እንደ እንስሳ ይመስላል፣ እናም ሴፎ በእንስሳው ላይ ተነሳና በሰይፍ ገደለው።

16፤ የኪቲምም፡ ሰዎች፡ ይህን፡ ነገር፡ ሰምተው፡ እጅግ፡ ደስታ፡ አላቸው፡ እንዲህም፡ አሉ፡ እንዲህ፡ ይህን እንስሳ፡ የገደለ፡ ከብቶቻችንን፡ የበላውን፡ ሰው፡ ምን እናድርገው፥ አሉ።

17፤ ሁሉም በዓመት አንድ ቀን ይቀድሱለት ዘንድ ተሰበሰቡ፥ በስሙም ሴፎ ብለው ጠሩት፥ በዚያም ቀን በየዓመቱ የመጠጥ ቍርባንን አመጡለት፥ ስጦታም አመጡለት።

18 በዚያን ጊዜ የንጉሥ አንጌያስ ሚስት የዑዙ ልጅ ኢያኒያ ታመመች፥ ሕመሟም በአንጃስና በሹማምንቱ ዘንድ ታምሞ ነበር፤ አንጌስም ጠቢባንን፦ ያኒያን ምን ላድርግላት እንዴትስ ከእርስዋ እፈውሳታለሁ አለ። ህመም፥ ጠቢባኑም እንዲህ አሉት፡ - የአገራችን አየር እንደ ኪቲም ምድር አየር ስላልሆነ የእኛም ውሃ እንደ ውሃቸው ስላልሆነ ንግሥቲቱ ከዚህ ታመመች።

19 በአየርና በውሃ በመለወጥ ታመመችና፣ እንዲሁም ደግሞ በአገሯ ውስጥ የቀድሞ አባቶችዋ በድልድይ ያደጉትን ከፑርማ የሚወጣውን ውሃ ብቻ ስለጠጣች ነው።

20 አንጌያስም ባሪያዎቹን አዘዘ፥ የኪቲምም በሆነው የፑርማን ውኃ ዕቃዎች ወደ እርሱ አመጡ፥ እነዚያንም ውኆች ከአፍሪካ ምድር ውሃዎች ሁሉ ጋር መዘኑ፥ እነዚያም ውኃዎች ከአፍሪካ ውኆች ይልቅ ቀለል ያሉ አገኙት።

21 አንጌስም ይህን ነገር አይቶ ሹማምንቱን ሁሉ በሺህ እና በአስር ሺዎች የሚቆጠሩትን ድንጋይ ቆራጮች እንዲሰበስቡ አዘዛቸው፣ እናም ቁጥራቸው የሌላቸው ድንጋዮች ጠረኑ፣ እና ግንበኞች መጡ እናም እጅግ በጣም ጠንካራ ድልድይ ሰሩ፣ እናም ምንጩን ተላለፉ። ከኪቲም ምድር እስከ አፍሪካ ድረስ ያለው ውሃ፣ እና እነዚያ ውሃዎች ንግስቲቱ ያኒያ እና ለጉዳቷ ሁሉ ለመጠጣትና ለመጋገር፣ ለመታጠብ እና ለመታጠብ እንዲሁም ለማጠጣት ነበር። ምግብ የሚገኝበት ዘር ሁሉ የምድርም ፍሬ ሁሉ።

፳፪ እናም ንጉሡ ከኪቲም አፈር በትልልቅ መርከቦች እንዲያመጡት አዘዘ፣ እናም ደግሞ የሚሠሩበትን ድንጋይ አመጡ፣ ግንበኞችም ለንግስት ኢያኒያ ቤተ መንግሥቶችን ሠሩ ንግሥቲቱም ከበሽታዋ ተፈወሰች።

23 በዓመቱም አብዮት የአፍሪካ ወታደሮች እንደተለመደው ለመበዝበዝ ወደ ኪቲም ምድር መጡ፤ የኤልፋዝ ልጅ ሴፎም ወሬያቸውን ሰማ፤ ስለ እነርሱም አዘዘ ከእነርሱም ጋር ተዋጋ፥

እነርሱም ከፊቱ ሸሹ። ፤ የኪቲምን ምድር ከእነርሱ አዳነ ።

24፤ የኪቲምም፡ ልጆች፡ የሴፎን፡ ጀግንነት፡ አዩ፥ የኪቲምም፡ ልጆች፡ ተማከሩ፥ ሴፎንም፡ አነገሡባቸው፥ በእነርሱም፡ ላይ፡ ነገሠ፡ በነገሠም፡ ጊዜ፡ የቱባልን፡ ልጆችና፡ በዙሪያው ያሉትን፡ ኹሉ፡ ያዋጉአቸው፡ ዘንድ፡ ኼዱ። ደሴቶች.

25 ንጉሣቸውም ሴፎ በራሳቸው ላይ ሄደ፥ ከቶባልና ደሴቶች ጋር ተዋጉ፥ አሸነፉአቸውም፥ ከጦርነቱም በተመለሱ ጊዜ መንግሥቱን አሳደጉለት፥ ለንጉሣዊውም ታላቅ ቤተ መንግሥት ሠሩለት። መኖሪያና መቀመጫ፣ እና ትልቅ ዙፋን አደረጉለት፣ እናም ሴፎ በኪቲም ምድር ሁሉ እና በጣሊያን ምድር ላይ ሃምሳ ዓመት ነገሠ።

ምዕራፍ 62

1 በዚያም ዓመት የእስራኤል ልጆች ወደ ግብፅ በወረዱ በሰባ ዘጠነኛው ዓመት የያዕቆብ ልጅ ሮቤል በግብፅ ምድር ሞተ። ሮቤል በሞተ ጊዜ የመቶ ሀያ አምስት ዓመት ጉልማሳ ነበረ፥ በሣጥንም ውስጥ አኖሩት፥ በልጆቹም እጅ አሳልፎ ሰጠ።

2 በሰማንያም ዓመት ወንድሙ ዳን ሞተ። በሞተ ጊዜ መቶ ሀያ ዓመት ነበረ፥ በሣጥንም ውስጥ ተጨምሮ በልጆቹ እጅ ተሰጠ።

3 በዚያም ዓመት የኤዶም ንጉሥ ኩሳም ሞተ፥ ከእርሱም በኋላ የባዳድ ልጅ ሃዳድ ሠላሳ አምስት ዓመት ነገሠ። በሰማንያ አንደኛው ዓመት የያዕቆብ ልጅ ይሳኮር በግብፅ ሞተ፤ ይሳኮርም በሞተ ጊዜ ዕድሜው መቶ ሀያ ሁለት ዓመት ነበረ፥ በግብፅም በሬሳ ሣጥን ውስጥ አኖረው በልጆቹም እጅ ሰጠ። .

4 በሰማንያ ሁለተኛውም ዓመት ወንድሙ አሴር ሞተ፥ በሞተ ጊዜ ዕድሜው መቶ ሀያ ሦስት ዓመት ነበረ፥ በግብፅም በሬሳ ሣጥን ውስጥ አኖረው፥ በልጆቹም እጅ ሰጠ።

5፤ በሰማንያ፡ ሦስተኛውም፡ ዓመት፡ ጋድ፡ ሞተ፥ በሞተም፡ ጊዜ፡ የመቶ፡ ኻያ፡ ዐምስት፡ ዓመት፡ ሰው፡ ነበረ፥ በግብጽም፡ ሣጥን፡ አኖረው፥ በልጆቹም፡ እጅ፡ አሳልፎ፡ ተሰጠው።

6 እንዲህም ሆነ በሰማንያ አራተኛው ዓመት የኤዶምያስ ንጉሥ የባዳድ ልጅ ሃዳድ በነገሠ በአምሳኛው ዓመት ሃዳድ የዔሳውን ልጆች ሁሉ ሰበሰበ፥ ሠራዊቱንም ሁሉ አሰናዳ። አራት መቶ ሺህ የሚያህሉ ሰዎችም ወደ ሞዓብ ምድር አቀና፤ ከሞዓብም ጋር ሊዋጋ ለእርሱም ገሮች ያደርጋቸው ዘንድ ሄደ።

7 የሞዓብም ልጆች ይህን ነገር በሰሙ ጊዜ እጅግ ፈሩ፥ ከኤዶምያስም ንጉሥ የባዳድ ልጅ ከሃዳድ ጋር ይዋጉ ዘንድ ይረዳቸው ዘንድ ወደ ምድያም ልጆች ላኩ።

8 ሃዳድም ወደ ሞዓብ ምድር መጣ፥ ሞዓብና የምድያምም ልጆች ሊቀበሉት ወጡ፥ በሞዓብም ሜዳ ከእርሱ ጋር ተሰለፉ።

9 ሃዳድም ከሞዓብ ጋር ተዋጋ፥ ከሞዓብም ልጆች ከምድያምም ልጆች ብዙ ተወግተው ሁለት መቶ ሺህ የሚያህሉ ሰዎች ወደቁ።

10 በሞዓብም ላይ ሰልፉ እጅግ ጸንቶ ነበር፤ የሞዓብም ልጆች ሰልፉ እንደ በረታባቸው ባዩ ጊዜ እጃቸውን ደከሙ ጀርባቸውንም ዘወር አሉ፥ ሰልፉንም እንዲያደርጉ የምድያምን ልጆች ተዉአቸው።

11 የምድያምም ልጆች የሞዓብን አሳብ አላወቁም፥ በሰልፍም ጠነከሩ፥ ከሃዳድና ከሠራዊቱም ሁሉ ጋር ተዋጉ፥ ምድያምም ሁሉ በፊቱ ወደቁ።

12 ሃዳድም ምድያምን ሁሉ በብርቱ መታው፥ በሰይፍም ስለት ገደላቸው፥ ሞዓብን ለመርዳት ከመጡት አንድ ስንኳ አላስቀረም።

13 የምድያምም ልጆች ሁሉ በሰልፍ ጠፍተው በሞዓብም ያሉ ልጆች ባመለጡ ጊዜ ሃዳድ ሞዓብን ሁሉ በዚያን ጊዜ ገሮች አደረገለት፥ ለእርሱም ሆኑ፥ እንደ ታዘዘውም የዓመት ግብር ሰጡ። ሃዳድም ተመልሶ ወደ አገሩ ተመለሰ።

14 በዓመቱም አብዮት የቀሩት የምድያም ሰዎች በሞዓብ ምክንያት ከሃዳድ ጋር ሲዋጉ ወንድሞቻቸው ሁሉ እንደ ወድቀው በሰሙ ጊዜ፥ የሞዓብ ልጆች ለጦርነት ጀርባቸውን ሰጥተዋል። ምድያምን ለመዋጋት ተወው፥ አምስቱም የምድያም አለቆች በምድራቸው ከቀሩት ወንድሞቻቸው ጋር ከሞዓብ ጋር ይዋጉ ዘንድ ወሰኑ።

15 የምድያምም ልጆች ወደ ወንድሞቻቸው ወደ ምሥራቅ ልጆች ሁሉ ወንድሞቻቸውንም ሁሉ የኬጡራ ልጆች ሁሉ ምድያምን ይረዱ ዘንድ ከሞዓብ ጋር ላኩ።

16 የሞዓብም ልጆች ይህን ነገር በሰሙ ጊዜ የምሥራቅ ሰዎች ሁሉ ከእነርሱ ጋር ለሰልፍ እንደ ተሰበሰቡ እጅግ ፈሩ፤ የሞዓብም ልጆች ወደ ኤዶም ምድር ለባዳድ ልጅ ለሐዳድ መታሰቢያ ላኩ። እያለ።

17 አሁንም ወደ እኛ ኑና እርዳን፤ ምድያምን እንመታለን፤ ሁሉም ተሰብስበው ከወንድሞቻቸው ሁሉ ጋር ከምሥራቅ ሰዎች ልጆች ጋር ሊዋጉ ወደ እኛ መጥተዋልና በሰልፍ ላይ የወደቀውን የምድያምን ጉዳይ ይበቀላሉ።

18፤ የኤዶምያስም ንጉሥ የባዳድ ልጅ ሃዳድ ከሠራዊቱ ሁሉ ጋር ወጣ፥ ከምድያም ጋር ሊዋጋ ወደ ሞዓብ ምድር ሄደ፤ ምድያምና የምሥራቅም ልጆች በሞዓብ ምድር ከሞዓብ ጋር ተዋጉ፥ ተዋጉም። በመካከላቸው በጣም ኃይለኛ ነበር.

19 ሃዳድም የምድያምን ልጆችና የምሥራቅን ልጆች ሁሉ በሰይፍ ስለት መታ፤ ሃዳድም በዚያን ጊዜ ሞዓብን ከምድያም እጅ አዳነ ከምድያምም የቀሩትም የምሥራቅ ሰዎች ሸሹ። ሃዳድና ሠራዊቱ፣ ሃዳድም አሳደዳቸው ወደ ምድራቸውም አሳደዳቸው፥ እጅግም ገደላቸው፥ የተገደሉትም በመንገድ ላይ ወደቁ።

20፤ ሃዳድም፡ ሞዓብን፡ ከምድያም፡ እጅ፡ አዳነ፥ የምድያምም፡ ልጆች፡ ኹሉ፡ በሰይፍ፡ ስለት፡ ወድቀዋልና፥ ሃዳድም፡ ተመልሶ፡ ወደ፡ አገሩ፡ ተመለሰ።

21፤ ከዚያም፡ ቀን፡ ዠምሮ፡ የሞዓብን፡ ልጆች፡ በሰልፍ፡ ወድቀው፡ ስለ፡ ወደቁ፡ የምድያም፡ ልጆች፡ ጠሏቸው።

22፤ ከምድያምም፡ በሞዓብ፡ ምድር፡ መንገድ፡ የተገኙት፡ ኹሉ፡ በሞዓብ፡ ሰይፍ፡ ጠፍተዋል፥ በሞዓብም፡ ምድር፡ ምድር፡ መንገድ፡ የተገኙት፡ ኹሉ፡ በምድያም፡ ሰይፍ፡ ጠፍተዋል።

እንዲሁ ምድያም ለሞዓብ፥ ሞዓብም ለምድያም ለብዙ ቀን አደረገ።

23 በዚያም ጊዜ እንዲህ ሆነ፤ ያዕቆብ ወደ ግብፅ በወረደ በሰማንያ ስድስተኛው ዓመት የይሁዳ ልጅ ይሁዳ በግብፅ ሞተ፤ ይሁዳም በሞተ ጊዜ ዕድሜው መቶ ሀያ ዘጠኝ ዓመት ነበረ፥ በሽቱም አሹት። እርሱንም በሣጥን ውስጥ አኖረው በልጆቹም እጅ ተሰጠው።

24 በሰማንያ ዘጠነኛውም ዓመት ንፍታሌም ሞተ፥ ዕድሜውም መቶ ሠላሳ ሁለት ዓመት ነበረ፥ በሣጥንም ውስጥ ተጨመረው፥ ለልጆቹም እጅ ሰጠ።

25 እንዲህም ሆነ፤ የእስራኤል ልጆች ወደ ግብፅ በወረዱ በዘጠና አንደኛው ዓመት የዔሳው ልጅ የኤልፋዝ ልጅ ሴፎ በነገሠ በሠላሳኛው ዓመት በኪቲም ልጆች ላይ አፍሪካ የኪቲም ልጆችን እንደተለመደው ሊዘርፏቸው መጣች፣ ነገር ግን ለነዚህ አሥራ ሦስት ዓመታት አልደረሱባቸውም።

26፤ በዚያም ዓመት ወደ እነርሱ መጡ፥ የኤልፋዝም ልጅ ሴፎ ከጥቂት ሰዎቹ ጋር ወደ እነርሱ ወጣ፥ በብርቱም መታቸው፤ የአፍሪቃም ሠራዊት ከሴፎ ፊት ሸሹ፥ የተገደሉትም በፊቱ ወደቁ፥ ሴፎና የእርሱም ሰዎች ሰዎች ወደ አፍሪካ እስኪጠጉ ድረስ እየሄዱ እየመቷቸው አሳደዷቸው።

27 የአፍሪቃም ንጉሥ አንጌአስ ሴፎ ያደረገውን ሰማ፥ እጅግም አስጨነቀው፥ አንጌስም ሁልጊዜ ሴፎን ይፈራ ነበር።

ምዕራፍ 63

1 በዘጠና ሦስተኛውም ዓመት የያዕቆብ ልጅ ሌዊ በግብፅ ሞተ፤ ሌዊም በሞተ ጊዜ ዕድሜው መቶ ሠላሳ ሰባት ዓመት ነበረ፥ በሣጥንም ውስጥ አኖሩት፥ ለእርሱም አሳልፎ ሰጠው። ልጆች.

2 እንዲህም ሆነ ከሌዊ ሞት በኋላ ግብፅ ሁሉ የዮሴፍ ወንድሞች የያዕቆብ ልጆች እንደ ሞቱ ባዩ ጊዜ ግብፃውያን ሁሉ የያዕቆብን ልጆች ያስጨንቁአቸው ነበር፥ ከዚያም ቀን ጀምሮ እስከ ቀን ድረስ ሕይወታቸውን ያማርሩ ጀመር። ከግብፅም መውጣታቸው ዮሴፍ የሰጣቸውን ወይንና እርሻ ሁሉ ከእጃቸውም ወሰዱ፥ የእስራኤልም ልጆች ይኖሩባቸው የነበሩትን የተዋቡ ቤቶችን ሁሉ የግብፅንም ስብ ሁሉ ከእጃቸው ወሰዱ። በዚያ ዘመን ሁሉ ከያዕቆብ ልጆች።

3፤ በዚያም፡ ጊዜ፡ የግብጽ፡ ኹሉ፡ እጅ፡ በእስራኤል፡ ልጆች፡ ላይ፡ ጠነከረ፤ ግብጻውያንም ፡ የእስራኤል፡ ልጆች፡ በግብጻውያን፡ የተነሣ፡ ሕይወታቸው፡ እስኪታክቱ ድረስ፡ በእስራኤላውያን፡ ላይ፡ ከፉ።

4 በዚያም ወራት እስራኤል ወደ ግብፅ በወረደ በመቶ ሁለተኛው ዓመት የግብፅ ንጉሥ ፈርዖን ሞተ፥ ልጁም ሜሎል በእርሱ ፋንታ ነገሠ፥ የግብፅም ኃያላን ሁሉ በዚያም ትውልድ ሁሉ ነገሠ። በዚያም ወራት ዮሴፍና ወንድሞቹ እንደሞቱ ያውቅ ነበር።

5 በእነርሱም ፋንታ የያዕቆብን ልጆች ያደረጉላቸውን መልካም ነገር ሁሉ በግብፅም ኃይላቸውን ሁሉ ያላወቁ ሌላ ትውልድ ተነሣ።

6 ፤ ግብፅም ሁሉ ከዚያን ቀን ጀምሮ የያዕቆብን ልጆች ነፍስ ታሠቃይባቸው ዘንድ በብዙ ድካምም ያስጨንቋቸው ጀመር፤ በራብም ዘመን ያዳኗቸውን አባቶቻቸውን አያውቁም ነበርና።

7 የእስራኤልም ልጆች ሁሉ አምላካቸውን እግዚአብሔርን ያውቁ ዘንድ በኋለኛው ዘመናቸው ይጠቅማቸው ዘንድ ለእስራኤል ልጆች ይህ ደግሞ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሆነ።

8፤ የእስራኤልም ልጆች የአባቶቻቸውን አምላክ እግዚአብሔርን እንዲፈሩ፥ በመንገዱም ሁሉ እንዲሄዱ እግዚአብሔር ስለ ሕዝቡ ስለ እስራኤል በግብፅ የሚያደርገውን ተአምራትና ተአምራት ያውቅ ዘንድ ከእነርሱ በኋላ ዘራቸው ሁልጊዜ.

9 ሜሎልም መንገሥ በጀመረ ጊዜ የሀያ ዓመት ጉልማሳ ነበረ፥ ዘጠና አራት ዓመትም ነገሠ፤ ግብፅም ሁሉ በግብፅ ይነግሣቸው የነበረውን ንጉሥ ሁሉ ያደርጉ ዘንድ እንደ ልማዳቸው ስሙን በአባቱ ስም ፈርዖን ብለው ጠሩት። .

10፤ በዚያን፡ ጊዜ፡ የአፍሪካ፡ ንጉሥ፡ የአንጋስ፡ ሠራዊት፡ ኹሉ፡ በኪቲም፡ ምድር፡ ላይ፡ ለመዝረፍ፡ ለመዝረፍ፡ ወጡ።

11 የዔሳውም ልጅ የኤልፋዝ ልጅ ሴፎ ወሬአቸውን ሰማ፥ ከሠራዊቱም ጋር ሊቀበላቸው ወጣ፥ በዚያም በመንገድ ተዋጋቸው።

፲፪ እናም ሴፎ የአፍሪካን ንጉስ ጭፍሮች በሰይፍ ስለት መታው፣ ከእነርሱም የተረፈ አላስቀረም፣ እናም አንድ እንኳ ወደ አፍሪካ ወደ ጌታው አልተመለሰም።

13 የኤልፋዝ ልጅ ሶፎ በሠራዊቱ ሁሉ ላይ እንዳደረገው አንጌያስም እንዳጠፋቸው ሰማ፤ አንጌያስም ጭፍሮቹን ሁሉ የአፍሪካን ምድር ሰዎች ሁሉ በባሕር ዳር እንደ አሸዋ የሚመስለውን ሕዝብ ሰበሰበ። የባህር ዳርቻ

14፤ አንጌስም፡ ወደ፡ ወንድሙ፡ ሉከስ፡ እንዲህ፡ ብሎ፡ ላከ፡ እንዲህ፡ ብሎ፡ ወደ፡ እኔ፡ ና ፡ ከአንተ፡ ጋራ፡ ወደ፡ እኔ፡ ነይ፥ ሴፎንና፡ የኪቲምን፡ ልጆች፡ ኹሉ፡ ወገኖቼን፡ ያጠፉአቸውን፡ እመታ፡ ዘንድ፡ ዘንድ፡ ዘንድ፡ እጅግ ፡ ታላቅ፡ ሠራዊት፡ ኾነው፡ መጣ። ከሴፎ እና ከኪቲም ልጆች ጋር እንዲዋጋ ወንድሙን አንጌያስን እርዳው።

፲፭ እናም ሴፎ እና የኪቲም ልጆች ይህን ነገር ሰሙ፣ እናም እጅግ ፈሩ እናም ታላቅ ድንጋጤ በልባቸው ወደቀ።

16 ሴፎም ደግሞ ወደ ኤዶም ምድር ለኤዶም ንጉሥ ለባዳድ ልጅ ለሐዳድ ለዔሳውም ልጆች ሁሉ እንዲህ ሲል ደብዳቤ ላከ።

17 የአፍሪቃ ንጉሥ አንጌስ ከወንድሙ ጋር ከእኛ ጋር ሊዋጋ ወደ እኛ እንደሚመጣ ሰምቻለሁ፤ እኛም እጅግ እንፈራዋለን፤ ሠራዊቱ እጅግ ታላቅ ነውና፥ በተለይም ከወንድሙና ከሠራዊቱ ጋር እኛን ሊወጋ ነው።

18 አሁንም እናንተ ደግሞ ከእኔ ጋር ውጡና እርዱኝ፣ እናም ከአንገያስና ከወንድሙ ሉኩስ ጋር በአንድነት እንዋጋለን፣ እናም ከእጃቸው ታድነናለህ፣ ካልሆነ ግን ሁላችንም እንደምን ሞት እወቅ።

19፤ የዔሳውም፡ ልጆች፡ ለኪጢም፡ ልጆችና፡ ንጉሣቸው፡ ሴፎ፡ መልእክታቸውን፡ ላኩ። ከመጀ

መሪያው፡ ከቤላ፡ ዘመን፡ ዠምሮ፡ ለዚህ፡ ብዙ፡ ዓመታት፡ በመካከላችን፡ የሰላም፡ ቃል፡ ኪዳን፡ ከሆነ፡ ከአንገያስና፡ ከሕዝቡ፡ ጋራ፡ ልንዋጋ፡ አይቻልንም፡ ብሎ፡ ላኩ። ንጉሠ ነገሥት ከያዕቆብ ልጅ ከዮሴፍ ዘመን ጀምሮ በግብፅ ንጉሥ በዮርዳኖስ ማዶ ከእርሱ ጋር ተዋግተናል።
20፤ ሰፎም፡ የወንድሞቹን፡ የዔሳውን፡ ልጆች፡ ቃል፡ በሰማ፡ ጊዜ፡ ከነርሱ፡ ተራቀ፥ ሴፎም አንጌያንን እጅግ ፈራ።
21 አንጌስና ወንድሙ ሉኩስም ጭፍሮቻቸውን ሁሉ በኪቲም ልጆች ላይ ስምንት መቶ ሺህ የሚያህሉትን ሰለፉ።
22፤ የኪቲምም፡ ልጆች፡ ኹሉ፡ ሴፎን፡ አሉት፡ ለእኛ፡ የአባቶችኽን፡ አምላክ፡ ጸልይልን፡ ምናልባት፡ ከአንጃስና፡ ሠራዊቱ፡ እጅ፡ ያድነን፡ እግዚአብሔር፡ ትልቅ፡ አምላክ፡ እንደ፡ ኾነና፡ ሁሉንም፡ ያዳነ፡ እንደ፡ ኾነ፡ ሰምተናልና። በእርሱ የሚታመኑ .
23 ዜፎም ቃላቶቻቸውን ሰማ፣ እናም ሴፎ እግዚአብሔርን ፈለገ እናም እንዲህ አለ።
24 0 የአባቶቼ የአብርሃምና የይስሐቅ አምላክ አቤቱ፥ አንተ እውነተኛ አምላክ እንደ ሆንህ የአሕዛብም አማልክት ሁሉ ከንቱና ከንቱዎች መሆናቸውን ዛሬ አውቃለሁ።
25 አሁንም አባቶቻችን የተናገሩልንን ከአባታችን ከአብርሃም ጋር የገባኸውን ቃል ኪዳን አስብ፤ ስለ አባቶቻችን ስለ አብርሃምና ስለ ይስሐቅም ማረኝ፥ እኔንም የኪጢምንም ልጆች ከክፉዎች እጅ አድንኝ። በእኛ ላይ ለጦርነት የሚመጣው የአፍሪካ ንጉሥ።
፳፮ እናም እግዚአብሔር የጺፎን ቃል ሰማ፣ እናም ስለ አብርሃምና ስለ ይስሐቅ አሰበለት፣ እናም እግዚአብሔር ሴፎንና የኪቲምን ልጆች ከኤንጌስና ከህዝቡ እጅ አዳናቸው።
፳፯ እናም በዚያን ቀን ሴፎ የአፍሪካን ንጉስ አንጌያስን እና ህዝቡን ሁሉ ተዋጋ፣ እናም እግዚአብሔር የአንጃንን ሰዎች ሁሉ በኪቲም ልጆች እጅ አሳልፎ ሰጣቸው።
፳፰ እናም ጦርነቱ በአንጋስ ላይ ጸንቶ ነበር፣ እናም ሴፎ የአንገያስን ሰዎች ሁሉ እና ወንድሙን ሉኩስን በሰይፍ ስለት መታቸው፣ እናም እስከዚያ ቀን ማታ ድረስ አራት መቶ ሺህ የሚያህሉ ሰዎች ከእነርሱ ወደቀ።
29 አንጌስም ሰዎቹ ሁሉ እንደ ጠፉ ባየ ጊዜ ወደ እርሱ ይመጡዘንድ በሰልፍ ይረዱት ዘንድ በአፍሪካ የሚኖሩ ሁሉ ደብዳቤ ላከ፤ በደብዳቤውም እንዲህ ሲል ጻፈ። ከአሥር ዓመት ጀምሮ ከዚያም በላይ ወደ እኔ ኑ;ሁሉም ወደ እኔ ይምጡ፥ እነሆም ባይመጣ ይሞታል፥ ያለውንም ሁሉ ከቤተ ሰዎቹ ጋር ንጉሡ ይወስዳል።
30 የቀሩትም በአፍሪካ የሚኖሩት ሁሉ ከአንጌስ ቃል የተነሣ ፈሩ፤ ከአሥር ዓመትም ጀምሮ እስከ ሦስት መቶ ሺህ የሚያህሉ ወንዶችና ብላቴኖች ከከተማይቱ ወጡ፥ ወደ አንጋስም መጡ።
31 ከአሥር ቀንም በኋላ አንጌዓስ በሴፎና በኪጢም ልጆች ላይ ጦርነቱን አደሰ፤ ሰልፉም እጅግ ታላቅና በመካከላቸውየበረታ ሆነ።
፴፪ እናም ከአንጃስና ከሉኩስ ሰራዊት፣ ሴፎ ከቆሰሉት ብዙዎችን በእጁ ላከ፣ ወደ ሁለት ሺህ የሚያህሉ ሰዎች፣ እናም በዚያ ጦርነት የአንጌያስ ሰራዊት አለቃ ሶሲፍታር ወደቀ።
፴፫ እናም ሶሲፍታር በወደቀ ጊዜ፣ የአፍሪካ ወታደሮች ለመሸሽ ጀርባቸውን መለሱ፣ እናም ሸሹ፣ እና አንጌያስ እና ወንድሙ ሉኩስ ከእነርሱ ጋር ነበሩ።
34 ሴፎና የኪቲም ልጆች አሳደዱአቸው፥ በመንገድም ላይ ሁለት መቶ የሚያህሉ ሰዎች ክፉኛ መቱአቸው፥ ከአባቱም ጋር የሸሸውን የኤንጋስን ልጅ ዓዝድሩባልን አሳደዱአቸው፥ ሀያውንም ሰዎቹን መቱአቸው። መንገድ፥ አዝድሩባልም ከኪቲም ልጆች አመለጠ፥ አልገደሉትምም።
35 አንጌያስና ወንድሙ ሉከስም ከቀሩት ሰዎቻቸው ጋር ሸሹ፥ አምልጠውም በፍርሃትና በድንጋጤ ወደ አፍሪካ መጡ፤ የኤልፋዝ ልጅ ሴፎ ከእርሱ ጋር እንዳይዋጋ ዘመኑን ሁሉ ፈራ።

ምዕራፍ 64

1፤ በዚያም፡ ጊዜ፡ የቢዖር፡ ልጅ፡ በለዓም፡ በጦርነት፡ ከአንጋሥ፡ ጋራ፡ ነበረ፤ ሴፎም፡ በአንጋሥ፡ ላይ፡ እንደ፡ በረታ፡ ባየ፡ ጊዜ፡ ከዚያ፡ ሸሽቶ፡ ወደ ኪቲም፡ መጣ።
2፤ ሴፎና የኪቲም ልጆች በታላቅ ክብር ተቀበሉት፥ ሴፎ የበለዓምን ጥበብ ያውቅ ነበርና፥ ሴፎም ለበለዓም ብዙ ስጦታዎችን ሰጠው፥ ርሱም ከእርሱ ጋር ቀረ።
3 ጺፎም ከጦርነቱ በተመለሰ ጊዜ ከእርሱ ጋር ወደ ሰልፍ የወጡትን የኪቲምን ልጆች እንዲቈጠሩ አዘዘ፥ እነሆም አንድም አላጣም።
4 እናም ሴፎ በዚህ ነገር ደስ አለው፣ እናም መንግስቱን አደሰ፣ እናም ለተገዢዎቹ ሁሉ ግብዣ አደረገ።
5 ነገር ግን ሴፎ እግዚአብሔርን አላሰበም፥ እግዚአብሔርም በሰልፍ እንደረዳው፥ እርሱንና ሕዝቡንም ከአፍሪካ ንጉሥ እጅ እንዳዳነ አላሰበም፥ ነገር ግን አሁንም በኪቲም ልጆች መንገድ እንደ ሄደ አላሰበም። የዔሳው ልጆች ወንድሞቹ ያስተማሩትን ሌሎች አማልክትን ያመልክ ዘንድ ክፉ የዔሳው ልጆች። ከኃጥኣን ዘንድ ክፋት ይወጣል ይባላል።
፮ እናም ሴፎ በኪቲም ልጆች ሁሉ ላይ ተማምኖ ነገሠ፣ ነገር ግን እርሱንና ሕዝቡን ሁሉ ከአፍሪካ ንጉሥ እጅ ያዳነውን እግዚአብሔርን አላወቀም። የአፍሪቃም ሠራዊት እንደ ወትሮው ለመበዝበዝ ወደ ኪቲም አልመጡም፤ ሁሉንም በሰይፍ ስለመታቸው የሴፎን ኃይል ያውቁ ነበርና አንጌያስ የኤልፋዝን ልጅ ሴፎንና ልጆቹን ፈራ። ቀኑን ሙሉ የኪቲም.
7 በዚያን ጊዜ ዜፎ ከጦርነቱ በተመለሰ ጊዜ፣ እናም ዜፎ የአፍሪካን ሰዎች ሁሉ እንዴት እንዳሸነፈና በሰይፍ ስለት እንደመታቸው

ባየ ጊዜ፣ ሴፎ እንዲሄዱ የኪቲም ልጆችን መከረ። ከያዕቆብ ልጆችና ከግብፅ ንጉሥ ከፈርዖን ጋር ሊዋጋ ወደ ግብፅ።

8 ሴፎ የግብፅ ኃያላን ሰዎች እንደ ሞቱ፣ ዮሴፍና ወንድሞቹ በያዕቆብ ዘንድ እንደ ሞቱ፣ የእስራኤልም ልጆች ልጆቻቸው ሁሉ በግብፅ እንደቀሩ ሰምቶ ነበር።

9 ሴፎም ያዕቆብን ለመቅበር በወጡ ጊዜ ዮሴፍ ከወንድሞቹ ጋር ግብፅም ሁሉ በከነዓን ምድር የመቱትን የዔሳው ልጆች የወንድሞቹን ፍርድ ይበቀል ዘንድ ከእነርሱና ከግብፅ ሁሉ ጋር ሊዋጋ አሰበ። ኬብሮን

10 ሴፎም ወደ ኤዶም ንጉሥ ወደ ባዳድ ልጅ ወደ ሃዳድና ወደ ዔሳው ልጆች ወንድሞቹ ሁሉ።

11 የቃል ኪዳናችሁ አባል ነውና ከአፍሪካ ንጉሥ ጋር አትዋጉም አላላችሁምን? እነሆ ከእርሱ ጋር ተዋጋሁ፥ እርሱንም ሕዝቡንም ሁሉ መታሁ።

12፤ አሁንም ከግብፅና በዚያ ካሉት የያዕቆብ ልጆች ጋር ልዋጋ ወስኛለሁ፥ አባታቸውንም ሊቀብሩ በወጡ ጊዜ ዮሴፍና ወንድሞቹና አባቶቹ ዮሴፍ በከነዓን ምድር ስላደረጉብን ስለ እነርሱ እበቀልባቸዋለሁ። በኬብሮን.

13 አሁንም ከእነርሱና ከግብፅ ጋር እንድትዋጋ ትረዳኝ ዘንድ ወደ እኔ ልትመጣ ብትወድ የወንድሞቻችንን ፍርድ እንበቀላለን።

14 የዔሳውም ልጆች የሴፎን ቃል ሰሙ፥ የዔሳውም ልጆች እጅግ ብዙ ሕዝብ ሆነው ሴፎንና የኪጢምን ልጆች ሊረዱ ሄዱ።

፲፭ እናም ሴፎም ወደ ምስራቃውያን ልጆች ሁሉ እና ወደ እስማኤል ልጆች ሁሉ እንደዚህ ባሉ ቃላት ላከ፤ እነርሱም ተሰብስበው በግብፅ ላይ በተደረገው ጦርነት የሴፎንና የኪቲምን ልጆች ለመርዳት መጡ።

16፤ እነዚህም፡ ነገሥታት፡ ኹሉ፡ የኤዶምያስ፡ ንጉሥና፡ የምሥራቅ፡ ልጆች፡ የእስማኤልም፡ ልጆች፡ ኹሉ፡ የኪቲምም፡ ንጉሥ፡ ሴፎ፡ ወጥተው፡ ሠራዊታቸውን፡ ኹሉ፡ በኬብሮን፡ አለበሱ።

17፤ ሰፈሩም እጅግ ከብዶ ነበር፥ የሦስት ቀንም መንገድ ያህል ርዝማኔ ነበረ፥ ብዙ ሕዝብም በባሕር ዳር እንዳለ አሸዋ የማይቈጠርም ነበረ።

18፤ እነዚህም፡ ነገሥታት፡ ኹሉ፡ ሠራዊታቸውም፡ ወረዱ፥ በግብፅም፡ ኹሉ፡ ላይ፡ በጦርነት፡ መጡ፥ በጳትሮስም፡ ሸለቆ፡ ላይ፡ ሰፈሩ።

19 ግብፅም ሁሉ ወሬአቸውን ሰሙ፥ የግብፅም ምድር ሕዝብ ሁሉ የግብፅም ከተሞች ሁሉ ሦስት መቶ ሺህ የሚያህሉ ሰዎች ተሰበሰቡ።

20 የግብፅም ሰዎች ሄደው ከእነዚህ ነገሥታት ጋር ይዋጉ ዘንድ በዚያ ወራት በጌሤም ምድር ወደ ነበሩት የእስራኤል ልጆች ወደ እነርሱ ይመጡ ዘንድ ላኩ።

21 የእስራኤልም ሰዎች ተሰብስበው መቶ አምሳ የሚያህሉ ሰዎች ግብጻውያንን ለመርዳት ወደ ሰልፍ ወጡ።

22 የእስራኤልና የግብፅም ሰዎች ሦስት መቶ ሺህ የሚያህሉ ሰዎች መቶ አምሳም ሰዎች ወጡ፥ ወደ እነዚህም ነገሥታት ሊዋጉ ሄዱ፤ ከጌሤምም አገር በጳትሮስ አንጻር ተቀመጡ።

23 ግብጻውያንም ከእነርሱ ጋር በሰፈራቸው ለጦርነት አብረው ይሄዱ ዘንድ በእስራኤል አላመኑም፤ ግብፃውያን ሁሉ፡ — ምናልባት የእስራኤል ልጆች ወንድሞቻቸው ናቸውና በዔሳውና በእስማኤል ልጆች እጅ አሳልፈው ይሰጡን ይሆናል፡ ብለው ነበርና።

24፤ ግብጻውያንም፡ ኹሉ፡ የእስራኤልን፡ ልጆች፡ እንዲህ፡ አሏቸው፡- በእናንተ፡ መቆማችሁ፡ ውኑ፥ እንኼዳለን፥ ከዔሳውና፡ ከእስማኤል፡ ልጆች፡ ጋራ፡ እንወጋለን። እኛ የእስራኤልም ልጆች እንዲሁ አደረጉ።

25 የኪጢምም ንጉሥ የዔሳው ልጅ የኤልፋዝ ልጅ የኤልፋዝ ልጅ፥ የኤዶምም ንጉሥ የባዳድ ልጅ ሃዳድ፥ ሰፈሮቻቸውም ሁሉ፥ የምሥራቅም ልጆች ሁሉ፥ የእስማኤልም ልጆች እንደ አሸዋ የበዙ ሕዝብ ሰፈሩ። በታቸፓንች ተቃራኒ በሆነው በፓትሮስ ሸለቆ ውስጥ አንድ ላይ።

26 የሶርያዊው የቢዖር ልጅ በለዓም ከኪቲም ልጆች ጋር ወደ ሰልፍ መጥቶ ነበርና በሴፎ ሰፈር በዚያ ነበረ፤ በለዓምም በሴፎና በሰዎቹ ፊት የከበረ ሰው ነበረ።

27፤ ሴፎም
በለዓምን፡- በጦርነት፡ እኛ፡ ወይም፡ ግብጻውያን፡ የሚሸነፈውን፡ እናውቅ፡ ዘንድ፡ በምዋርት፡ ሞክር፡ አለው።

28 በለዓምም ተነሣ፥ ምዋርትንም ፈተነ፥ አውቆውም ጠንቅቆ ያውቅ ነበር፥ ነገር ግን ግራ ተጋባ፥ ሥራውም በእጁ ጠፋ።

29 ደግሞም ሞከረው ነገር ግን አልተሳካለትም፤ በለዓምም ተስፋ ቈረጠ እና ተወው አላጠናውምም፤ ይህ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስለ ሆነ ሴፎንና ሕዝቡን በእስራኤል ልጆች እጅ ይወድቁ ዘንድ ነው። በአባቶቻቸው አምላክ በእግዚአብሔር የታመኑ እስራኤል በጦርነታቸው።

30 ሴፎና ሃዳድ ጭፍራቸውን አሰለፉ፤ ግብፃውያንም ሁሉ ሦስት መቶ ሺህ የሚያህሉ ብቻቸውን ሊወጉአቸው ሄዱ፤ ከእነርሱም ጋር ከእስራኤል አንድ ሰው አልነበረም።

31፤ ግብጻውያንም፡ ኹሉ፡ ከእነዚህ፡ ነገሥታት፡ ጋራ፡ በጳትሮስና፡ በታክጳንክስ፡ ፊት፡ ተዋጉ፥ ሰልፉም፡ በግብጻውያን፡ ላይ፡ ጸንቶ፡ ነበር።

32፤ በዚያም፡ ሰልፍ፡ ነገሥታቱ፡ ከግብጻውያን፡ ይልቅ፡ ነበሩ፤ በዚያም፡ ቀን፡ መቶ፡ ሰማንያ፡ ያህሉ፡ የግብጽ፡ ሰዎች፡ ሠላሳ፡ ያህሉ፡ የነገሥታት፡ ሠራዊት፡ ሰዎች፡ ወደቁ፥ የግብጽም፡ ሰዎች፡ ኹሉ፡ ከነገሥታቱ፡ ፊት፡ ሸሹ። የዔሳውና የእስማኤልም ልጆች ግብፃውያንን አሳደዱ፥ የእስራኤልም ልጆች ሰፈር ወዳለበት ስፍራ መቱአቸው።

33፤ ግብጻውያንም፡ ኹሉ፡ የእስራኤልን፡ ልጆች፡ እንዲህ፡ ብሎ፡ ጮኹ፡ እንዲህ፡ ብሎ፡ ጮኹ።

34፤ የእስራኤልም፡ ልጆች፡ መቶ፡ መቶ፡ ሰዎች፡ ከሥፍራቸው፡ ወደ፡ እነዚህ፡ ነገሥታት፡ ሰፈር፡ ሮጡ፥ የእስራኤልም፡ ልጆች፡ ያድናቸው ዘንድ፡ ወደ፡ አምላካቸው፡ እግዚአብሔር፡ ጮኹ።

35 እግዚአብሔርም እስራኤልን ሰማ፤ እግዚአብሔርም የነገሥታትን ሰዎች ሁሉ በእጃቸው አሳልፎ ሰጣቸው፤ የእስራኤልም

ልጆች ከእነዚህ ነገሥታት ጋር ተዋጉ፤ የእስራኤልም ልጆች ከንጉሥ ነገሥታት አራት ሺህ የሚያህሉ መቱ።

36፤ እግዚአብሔርም፡ በነገሥታቱ፡ ሰፈር፡ ታላቅ፡ ድንጋጤ፡ ጣለባቸው፥ የእስራኤልም፡ ልጆች፡ ፍርሃት፡ በላያቸው፡ ወደቀባቸው።

37፤ የነገሥታትም፡ ጭፍሮች፡ ኹሉ፡ ከእስራኤል፡ ልጆች፡ ፊት፡ ሸሹ፥ የእስራኤልም፡ ልጆች፡ እስከ፡ ኩሽ፡ ምድር፡ ዳርቻ፡ ድረስ፡ ይመቷቸው፡ ዘንድ፡ አሳደዷቸው።

38 የእስራኤልም ልጆች ከእነርሱ ሁለት ሺህ ሰዎች በመንገድ ላይ ገደሉአቸው፥ ከእስራኤልም ልጆች አንድ እንኳ አልወደቀም።

39 ግብጻውያንም የእስራኤል ልጆች ከነገሥታቱ ጋር ከጥቂቶቹ ሰዎች ጋር እንደተዋጉ፥ ሰልፉም እጅግ እንደ በረታባቸው ባዩ ጊዜ።

40 ግብጻውያንም ሁሉ ስለ ጽኑ ጦርነት ሕይወታቸውን እጅግ ፈሩ፤ ግብፃውያንም ሁሉ ሸሹ፤ እያንዳንዱም ከተሰለፈው ሠራዊት ተሸሸገ፤ በመንገድም ተሸሸጉ፤ እስራኤላውያንንም ለመዋጋት ተዉአቸው።

41፤ የእስራኤልም፡ ልጆች፡ በነገሥታቱ፡ ሰዎች፡ ላይ፡ አሰቃቂ፡ መታ፥ ወደ፡ ኩሽ፡ ምድር፡ ዳርቻ፡ ካሳደዷቸው፡ በኋላ፡ ተመለሱ።

42፤ እስራኤልም፡ ኹሉ፡ የግብፅ፡ ሰዎች፡ ያደረጉባቸው፡ ነገር፡ ከጦርነት፡ ሸሽተው፡ ብቻቸውን፡ እንደ፡ ተዋቸው፡ አወቁ።

43 የእስራኤልም ልጆች ተንኰላቸው ሠሩ፤ የእስራኤልም ልጆች ከሰልፍ በተመለሱ ጊዜ ከግብፃውያን አንዳንዱ በመንገድ አግኝተው በዚያ መቱአቸው።

44 እና ሲገድሏቸውም እነዚህን ቃላት ተናገሯቸው።

45፣ በዚያም ነፍሳችሁን ታድኑ ዘንድ ብዙ ሕዝብ ካላቸው እነዚህን ነገሥታት ጋር ትዋጋ ዘንድ ጥቂት ሕዝብ ሆነህ ከእኛ ዘንድ ሄደህ ለምን ተውኸን?

46፤ የእስራኤልም፡ ልጆች፡ በመንገድ፡ ከተገናኙት፡ መካከል፡ የእስራኤል፡ ልጆች፡ እስማኤላዊ፡ ወይም፡ ኤዶማዊ፡ ወይም፡ የኪጢም፡ ልጆች፡ ነውና፡ ግደል፡ ግሡ፡ ብለው፡ ተነጋገሩ። ገደሉትም፥ ግብፃዊም እንደ ሆነ አወቁ።

47፤ የእስራኤልም፡ ልጆች፡ በግብጻውያን፡ ላይ፡ ይህን፡ በተንኮል፡ አደረጉ፥ ከሰልፍም፡ ከተውአቸው፡ ከእነርሱ፡ ሸሹ።

48 የእስራኤልም ልጆች ከግብፅ ሰዎች እንዲሁ በመንገድ ላይ ሁለት መቶ የሚያህሉ ሰዎችን ገደሉ።

49፤ የግብፅም፡ ሰዎች፡ ኹሉ፡ የእስራኤል፡ ልጆች፡ ያደረጉባቸውን፡ ክፉ፡ አዩ፤ ግብጽም፡ ኹሉ፡ የእስራኤልን፡ ልጆች፡ እጅግ፡ ፈራቸ፤ ኀይላቸውንም፡ አይተዋልና፥ ከመካከላቸውም፡ አንድ፡ አንድ፡ ስንኳ፡ አልወደቀም።

50 የእስራኤልም ልጆች ሁሉ በደስታ ወደ ጌሤም በመንገዳቸው ተመለሱ፤ የቀሩትም የግብፅ ሰዎች እያንዳንዳቸው ወደ ስፍራው ተመለሱ።

ምዕራፍ 65

1 ከዚህም በኋላ እንዲህ ሆነ የግብፅ ንጉሥ የፈርዖን አማካሪዎች ሁሉ የግብፅም ሽማግሌዎች ሁሉ ተሰብስበው ወደ ንጉሡ ፊት መጡ በምድርም ላይ ሰገዱ በፊቱም ተቀመጡ።

2 የግብፅም አማካሪዎችና ሽማግሌዎች ንጉሡን እንዲህ ብለው ተናገሩት።

3፤ እንሆ፡ የእስራኤል፡ ልጆች፡ ሕዝብ፡ ከእኛ፡ በልጡ፡ ኃያላን፡ ናቸው፤ አንተም፡ ከሰልፍ፡ በተመለስን፡ ጊዜ፡ በመንገድ፡ ያደረጉብንን፡ ክፉ፡ ኹሉ፡ ታውቃለህ።

፬ እናም ደግሞ ኃይለኛ ኃይላቸውን አይተሃል፣ ይህ ኃይል ከአባቶቻቸው ዘንድ ነውና፣ ነገር ግን ጥቂት ሰዎች እንደ አሸዋ በበዙ ሕዝብ ላይ ተነሥተው በሰይፍ ስለት መቱአቸው፣ ከእነርሱም አንድ ስንኳ አልነበረም። ወድቀዋል፤ ስለዚህም ቢበዙ ኖሮ ያጠፉአቸው ነበር።

5 አሁንም እኛ በምድሪቱ ላይ እንዳይበዙብን ቀስ በቀስ ከመካከላችን እስክናጠፋቸው ድረስ በእነርሱ ምን እንደምናደርግ ምከረን።

6 የእስራኤልም ልጆች በምድሪቱ ላይ ቢበዙ እንቅፋት ይሆኑብናልና፥ ጦርነትም ቢነሣ በታላቅ ኃይላቸው ከጠላታችን ጋር ይተባበሩናል፥ ይዋጉናል፥ ያጠፉናልም። ከምድርም ውጡ።

7 ንጉሡም ለግብፅ ሽማግሌዎች መለሰ እንዲህም አላቸው።

8፤ እነሆ፡ በምድሪቱ፡ ላይ፡ ፊቶምና፡ ራምሴ፡ አሉ፡ ለጦርነት፡ ያልመሸጉ፡ ከተማዎች፡ ናቸው፤ እናንተ፡ እኛ፡ እኛ፡ እንሠራቸውና፡ እንመሽናቸውም፡ ዘንድ፡ አለብን።

9 አሁንም ሄደህ ተንኰል ሥራባቸው፤ በንጉሡም ትእዛዝ በግብፅና በጌሤም ድምፅን አውጅ።

10 እናንተ የግብፅ ሰዎች ሁሉ ጎሴም ጳጥሮስም የሚኖሩባቸውም ሁሉ። ንጉሡ ፒቶምንና ራምሴን እንሠራ ዘንድ ለሰልፍም እንድንመሽናቸው አዘዘን። ከእናንተ ከግብፅ ሁሉ ከእስራኤልም ልጆች በከተሞችም ከሚኖሩት ሁሉ ከእኛ ጋር ሊሠሩ የሚወድዱ እንደ ንጉሡ ትእዛዝ በየዕለቱ ደመወዙ ይሰጠው። ስለዚህ አስቀድማችሁ ሂዱና በተንኰል አድርጉ፥ ራሳችሁንም ሰብስቡ፥ ለመሥራትም ወደ ፒቶምና ራምሴ ኑ።

11 በምትሠሩበትም ጊዜ በንጉሡ ትእዛዝ በየዕለቱ እንዲህ ያለ አዋጅ በግብፅ ሁሉ እንዲታወጅ አድርግ።

12፤ ከአንተም፡ ጋራ፡ ይሠሩ፡ ዘንድ፡ ከእስራኤል፡ ልጆች፡ አንዳንዶቹ፡ በመጡ፡ ጊዜ፡ ደሞዛቸውን፡ ለቀን፡ ቀን፡ ስጣቸው።

13 ለዕለት ደመወዛቸውም ከእናንተ ጋር ከሠሩ በኋላ በየዕለቱ በስውር ራሳችሁን አንድ በአንድ ራቁ፥ ከዚያም ተነሥታችሁ አስገባሪዎችና ሹማምቶች ትሆናላችሁ፥ ከዚያም በኋላ ይሠሩ ዘንድ ተዉአቸው። ደመወዝ፣ እና እምቢ ካሉ፣ ከዚያም በሙሉ ኃይልዎ እንዲገነቡ አስገድዷቸው።

14 ይህን ብታደርግ ምድራችንን በእስራኤል ልጆች ላይ ብታበረታ መልካም ይሆናል፤ ከግንባታውና ከሥራው ድካም የተነሣ

የእስራኤል ልጆች እየቀነሱ ይሄዳሉ፤ ከሚስቶቻቸው ትወስዳቸዋለህና። ቀን በቀን.

15 የግብፅም ሽማግሌዎች ሁሉ የንጉሡን ምክር ሰሙ፥ ምክሩም በፊናቸውና በፈርዖን ባሪያዎች ፊት በግብፅም ሁሉ ዓይን መልካም ሆነቸ፥ እንደ ንጉሡም ቃል አደረጉ። .

16 ባሪያዎቹም ሁሉ ከንጉሡ ዘንድ ሄዱ፥ በግብፅም ሁሉ በታክንክስ በጌሤም በግብፅም ዙሪያ ባሉ ከተሞች ሁሉ እንዲህ ብለው አዋጅ አስነገሩ።

17 የዔሳውና የእስማኤል ልጆች እኛን ሊዋጉ መጥተው ሊያጠፉን ያደረጉብንን አይተሃል።

18፤ አሁንም ንጉሡ ምድሪቱን እንድንመሽግ፥ ፊቶምንና ራምሴን ከተሞችን እንሠራ ዘንድ፥ ዳግመኛም ሊወጉን ቢመጡብን ለጦርነት እንድንመሽግ አዘዘን።

19 ከእናንተም ከግብፅ ሁሉ ከእስራኤልም ልጆች ከእኛ ጋር ይሠራ ዘንድ የሚመጣ ሁሉ ትእዛዝ እንደ ሰጠን የዕለት ደሞዙን ከንጉሥ ይሰጠዋል።

20 ግብፅና የእስራኤልም ልጆች ሁሉ የፈርዖን ባሪያዎች የተናገሩትን ሁሉ በሰሙ ጊዜ ከግብፃውያንና ከእስራኤል ልጆች ከፈርዖን ባሪያዎች ፒቶምንና ራምሴን ጋር ይሠሩ ዘንድ መጡ፤ ከሌዊም ልጆች አንድ ስንኳ አልነበረም። ለመገንባት ከወንድሞቻቸው ጋር መጡ።

21፤ የፈርዖን፡ ባሪያዎችና፡ አለቆቹ፡ ኹሉ፡ በቅድሚያ፡ ከእስራኤል፡ ኹሉ፡ ጋራ፡ የቀን፡ ቅጥር፡ ሠራተኞች፡ ይሠሩ፡ ዘንድ፡ በተንኮል ፡ መጡ።

22 የፈርዖንም ባሪያዎች ከእስራኤል ሁሉ ጋር ሠሩ፥ በዚያም ሥራ ከእስራኤል ጋር ለአንድ ወር ተቀጠሩ።

23፤ በወሩም፡ መጨረሻ፡ የፈርዖን፡ ባሪያዎች ፡ ኹሉ፡ በየቀኑ፡ ከእስራኤል፡ ሕዝብ፡ በድብቅ፡ ይሉኝ ጀመር ።

24፤ እስራኤልም፡ በዚያ፡ ጊዜ፡ ሥራውን፡ ይሄዱ፡ ነበር፥ ከግብጽም፡ ሰዎች፡ በዚያን፡ ጊዜ ፡ ከእስራኤል፡ ጋራ፡ ይሠሩ፡ ነበርና፡ የዕለት፡ ደመወዛቸውን፡ ተቀበሉ። ፤ ግብፃውያንም አብረው የሠሩት ግብፃውያን ደግሞ የድካማቸውን ደመወዝ ይቀበሉ ዘንድ በዚያ ወራት ግብፃውያን ለእስራኤል ዋጋቸውን ሰጡ።

25 ከአንድ ዓመት ከአራት ወርም በኋላ ግብፃውያን ሁሉ ከእስራኤል ልጆች ተለይተው የእስራኤል ልጆች ብቻቸውን ይሠሩ ዘንድ ቀሩ።

26፤ ግብጻውያንም፡ ኹሉ፡ ከእስራኤል፡ ልጆች ፡ ከወጡ፡ በኋላ፡ ተመለሱ፡ ጨቋኞችና፡ አለቆች፡ ሆኑባቸው፤ ከእነርሱም አንዳንዶቹ፡ ለክፍያ፡ የሚሰጡአቸውን፡ ኹሉ ፡ ይቀበሉ፡ ዘንድ፡ በእስራኤል፡ ልጆች፡ ላይ ፡ አስገባሪዎች፡ ቆሙ። ጉልበታቸውን.

27 ግብፃውያንም ሥራቸውን ያሠቃዩአቸው ዘንድ ለእስራኤል ልጆች ዕለት ዕለት እንዲህ አደረጉባቸው።

28 የእስራኤልም ልጆች ሁሉ ብቻቸውን ይሠሩ ነበር፤ ግብፃውያንም ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ለእስራኤል ልጆች ደመወዝ ከመስጠት ተቆጠቡ።

29 ከእስራኤልም ሰዎች አንዳንዶቹ ስላልተሰጣቸው ደመወዝ ለመሥራት እንቢ ባሉ ጊዜ፥ አስገባሪዎችና የፈርዖን ባሪያዎች አስጨነቁአቸው፥ ደበደቡአቸውም፥ በኃይልም እንዲደክሙ አስገደዱአቸው። ወንድሞቻቸው; ግብፃውያን ሁሉ በእስራኤል ልጆች ላይ እንዲህ አደረጉ።

30 የእስራኤልም ልጆች ሁሉ በዚህ ነገር ግብፃውያንን እጅግ ፈሩ፤ የእስራኤልም ልጆች ሁሉ ተመልሰው ብቻቸውን ያለ ደመወዝ ሠሩ።

31፤ የእስራኤልም ልጆች ፒቶምንና ራምሴን ሠሩ፥ የእስራኤልም ልጆች ሁሉ ጡብ ሠሩ፥ ሌላም ሠራ፥ የእስራኤልም ልጆች የግብፅን ምድር ሁሉና ቅጥርዋን፥ የእስራኤልንም ልጆች ሠሩ፥ መሸጉም እግዚአብሔር አስብባቸው ከግብፅም ያወጣቸው ጊዜ እስኪደርስ ድረስ እስራኤላውያን ለብዙ ዓመታት በሥራ ተጠምደው ነበር።

32 የሌዊም ልጆች ከግብፅ እስከ ወጡበት ቀን ድረስ ከወንድሞቻቸው ከእስራኤል ጋር በሥራ ላይ አልነበሩም።

33 የሌዊም ልጆች ሁሉ ግብፃውያን ይህን ቃል ሁሉ ለእስራኤላውያን በተንኰል እንደ ተናገሯቸው አውቀው ነበርና የሌዊም ልጆች ከወንድሞቻቸው ጋር ወደ ሥራው ከመቅረብ ተቆጠቡ።

34 ግብፃውያንም ከዚያ በኋላ የሌዊን ልጆች ይሠሩ ዘንድ አላዘኑም፤ ምክንያቱም በመጀመሪያ ከወንድሞቻቸው ጋር ስላልነበሩ ግብፃውያን ብቻቸውን ተዉአቸው።

35፤ በዚያም፡ ሥራ፡ በእስራኤል፡ ልጆች፡ ላይ ፡ የግብጽ፡ ሰዎች፡ እጅ፡ ጽኑ፡ ነበር፤ ግብጻውያንም፡ የእስራኤልን፡ ልጆች፡ አስቸገሩ።

36፤ ግብጻውያንም፡ በጭቃና፡ በጡብ፡ እንዲሁም፡ በእርሻ፡ ሥራ፡ ኹሉ፡ በሥራ፡ ሥራ፡ የእስራኤልን፡ ልጆች፡ ሕይወታቸው፡ አሳዘኑ።

37፤ የእስራኤልም፡ ልጆች፡ ሜሎልን፡ የግብጽ ፡ ንጉሥ፡ ሜሮር፡ የግብጽ፡ ንጉሥ፡ ብሎ፡ ጠሩት፡ በዘመኑ፡ ግብጻውያን፡ በሥራ፡ ኹሉ፡ ሕይወታቸውን፡ አስቈጡ፡ ነበር።

38፤ ግብጻውያንም፡ የእስራኤልን፡ ልጆች፡ ያደክሙበት፡ ሥራ፡ ኹሉ፡ የእስራኤልን፡ ልጆች ፡ ያስጨንቁ፡ ዘንድ፡ አስቸገሩ፤ ነገር፡ ግን ፡ አስጨነቁአቸው፡ እጅግ፡ በዙ፥ አደጉም፥ ግብፃውያንም፡ ስለ፡ አዘኑ። የእስራኤል ልጆች።

ምዕራፍ 66

1 በዚያን ጊዜ የኤዶም ንጉሥ የባዳድ ልጅ ሃዳድ ሞተ፥ በእርሱም ፋንታ የምስራቅ ልጆች አገር የመሥርቃ ሰው ሳምላ ነገሠ።

2 የግብፅ ንጉሥ ፈርዖን በነገሠ በአሥራ ሦስተኛው ዓመት፥ እርሱም የእስራኤል ልጆች ወደ ግብፅ በወረዱ መቶ ሀያ አምስተኛው ዓመት ሳምላ በኤዶምያስ ላይ አሥራ ስምንት ዓመት ነገሠ።

3 በነገሠም ጊዜ የኤልፋዝ ልጅ ሴፎንና የኪጢምን ልጆች ይዋጋ ዘንድ ሠራዊቱን

አወጣ፤ የአፍሪቃን ንጉሥ አንጌያስን ስለ ተዋጉ፥ ሠራዊቱንምሁሉ አጠፉ።

4 ነገር ግን ከእርሱ ጋር አልተጣመረም፤ የዔሳው ልጆች፡ — ወንድማቸው ነው፡ ብለው ቀድመውት ነበርና ሳምላ የዔሳውልጆችን ቃል ሰማ፥ ከሠራዊቱም ሁሉ ጋር ወደ ኤዶምያስ ምድር ተመለሰ። የኤልፋዝ ልጅ ሴፎን አልተዋጋም።

5 የግብፅም ንጉሥ ፈርዖን ይህን ነገር ሰማ፡ — የኤዶምያስ ንጉሥ ሳምላ የኪቲምን ልጆች ሊዋጋ አሰበ፥ ከዚያም በኋላ ከግብፅ ጋር ሊዋጋ ይመጣል።

6 ግብፃውያንም ይህን ነገር በሰሙ ጊዜ እስራኤላውያን በሃዳድ ዘመን ከዔሳውልጆች ጋር ሲዋጉ እንዳደረጉባቸው እንዳያደርጉባቸው በእስራኤል ልጆች ላይ ድካማቸውን ጨመሩ።

7 ግብፃውያንም የእስራኤልን ልጆች፡ — በእናንተ ምክንያት በላያችን ይመጣሉና የዔሳው ልጆች ሊወጉን እንዳይችሉ ፍጠን ሥራችሁንም ሥሩ፡ ምድሪቱንም አጽኑ፡ አሉ። .

8 የእስራኤልም ልጆች የግብፅን ሰዎች ሥራ ዕለት ዕለት ይሠሩ ነበር፤ ግብፃውያንም በምድር ላይ ያነሱአቸው ዘንድ የእስራኤልን ልጆች አስጨነቁአቸው።

9 ነገር ግን ግብፃውያን በእስራኤል ልጆች ላይ ድካማቸውን እንዳበዙ የእስራኤልም ልጆች እየበዙ ሄዱ፤ ግብፅም ሁሉ በእስራኤል ልጆች ተሞላች።

10 እስራኤልም ወደ ግብፅ በወረዱ በመቶ ሀያ አምስተኛው ዓመት ግብጻውያን ሁሉ ምክራቸው በእስራኤል ላይ እንዳልተሳካላቸው፥ ነገር ግን እንደ በዙና እንደ በዙ፥ የግብፅም ምድርና የጎሼንም ምድር ሞላባቸው። የእስራኤል ልጆች።

11 የግብፅም ሽማግሌዎች ሁሉ ጥበበኞችዋም ወደ ንጉሡ ፊት ቀርበው ሰገዱለት በፊቱም ተቀመጡ።

12 የግብፅም ሽማግሌዎች ሁሉ ጠቢባኖቿም ንጉሡን። በእስራኤል ልጆች ላይ ምክር ሰጠኸን፥ እንደ ንጉሡም ቃል አደረግንባቸው።

፲፫ ነገር ግን ከጉልበት ብዛት አንጻር እንዲሁ እየጨመሩ እና በምድር ላይ ያድጋሉ፣ እናምእነሆ አገሩ ሁሉ በእነሱ ተሞልታለች።

14 አሁንም ጌታችንና ንጉሣችን የግብፅ ሁሉ ዓይኖች በአንተ ላይ ናቸውና በጥበብህ ምክር ትሰጣቸው ዘንድ እስራኤልንም ያሸንፉአቸው ዘንድ ወይም ከምድሪቱ ያሳጡአቸው ዘንድ። ምን እንደምናደርግባቸው እናውቅ ዘንድ በዚህ ነገር ምከሩኝ ብሎ መለሰላቸው።

15 ከንጉሡም አማካሪዎች አንዱ ኢዮብ የተባለው መኮንን በዖጽ ምድር ከመስጴጦምያ የመጣ አንድ መኮንን ለንጉሡ እንዲህ ሲል መለሰለት።

16 ንጉሡን ደስ የሚያሰኝ ከሆነ የባሪያውን ምክር ይስማ። ንጉሱም። ተናገር አለው።

17 ኢዮብም በንጉሡና በአለቆቹ ፊት በግብፅም ሽማግሌዎች ፊት።

18 እነሆ፥ ንጉሡ አስቀድሞ ስለ እስራኤል ልጆች ድካም የመከራው ምክር እጅግ መልካም ናት፥ ለዘላለምምከሚደክሙት አትራቅ።

19 ነገር ግን ንጉሡ ያስጨንቃቸው ዘንድ መልካም መስሎ እንደ ሆነ ታሳንሳቸው ዘንድ ምክር ይህ ነው።

20፤ እነሆ፡ ከብዙ፡ ዘመናት፡ ጦርነትን፡ ፈር ተናል፡ አልን፡ አለን።

21 ንጉሡን ደስ የሚያሰኝ ከሆነ የንጉሥ ትእዛዝ ይውጣ፥ የማይሻርም በግብፅ ሕግ ይጻፍ፤ ከእስራኤል ልጆች የተወለደ ወንድ ሁሉ ደሙበምድር ላይ ይፈስሳል።

22 ይህንም በማድረጋችሁ የእስራኤል ወንዶች ልጆች ሁሉ ሲሞቱ የሰልፍ ክፋት ይጠፋል። ንጉሡም እንዲሁ ያድርግ፥ የዕብራውያንንም አዋላጆች ሁሉ ይጥራ፥ ይህንም ያደርጉት ዘንድ ያዝዛቸው። ፤ ነገሩም ንጉሡንና መኳንንቱን ደስ አሰኛቸው፥ ንጉሡም እንደ ኢዮብ ቃል አደረገ።

23 ንጉሡም የዕብራውያንን አዋላጆች ይጠሩ ዘንድ ላከ የአንዲቱም ስም ሸፍራ የሁለተኛይቱምስምፉዋ ነበረ።

24፤ አዋላጆችም ወደ ንጉሡ ፊት ቀረቡ፥ በፊቱምቆሙ።

25 ንጉሡም እንዲህ አላቸው፡ — የዕብራውያንን ሴቶች አዋላጅ ሆናችሁ ስታገለግሉ፥ በርጩማ ላይም ሆናችሁ ባያችሁ ጊዜ፥ ወንድ ልጅ እንደ ሆነ ግደሉት፤ ሴት ልጅምብትሆን እርስዋ መኖር.

26 ይህን ባታደርጉ ግን እናንተንና ቤቶቻችሁን ሁሉ በእሳት አቃጥላችኋለሁ።

27 ነገር ግን አዋላጆቹ እግዚአብሔርን ፈሩ የግብፅንም ንጉሥ ቃሉንም አልሰሙም፤ የዕብራውያንም ሴቶች ወደ አዋላጅ ወንድ ልጅ ወይም ሴት ልጅ በወለዱ ጊዜ አዋላጆቹ ለልጁ አስፈላጊውን ሁሉ አድርጋ በሕይወት ተወችው። ; አዋላጆችም ቀኑን ሁሉ እንዲሁ አደረጉ።

28፤ ይህም፡ ነገር፡ ለንጉሡ፡ ተነግሮ፡ ልኮ፡ አዋላጆችን፡ ጠራ፥ እንዲህም፡ አላቸው።

29 አዋላጆችም መልሰው በአንድነት በንጉሡ ፊት ተናገሩ።

30 ንጉሱም የዕብራውያን ሴቶች እንደ ግብፃውያን ሴቶች አይምሰላቸው፤ የእስራኤል ልጆች ሁሉ ጨካኞች ናቸውና፥ አዋላጆችም ወደ እነርሱ ከመምጣታቸው በፊት ይወልዳሉ፥ እኛም ባሪያዎችህ፥ ብዙ ቀን ዕብራዊት ሴት አልነበራትም። የዕብራውያን ሴቶች ሁሉ አዋላጆች ናቸውና በእኛ ላይ ወለዱ።

31 ፈርዖንም ቃላቸውን ሰምቶ በዚህ ነገር አመናቸው፤ አዋላጆቹም ከንጉሥ ዘንድ ሄዱ፤ እግዚአብሔርም መልካም አደረገላቸው፤ ሕዝቡምእየበዙ ሄዱ።

ምዕራፍ 67

1 በግብፅ ምድር ከሌዊ ዘር የሆነ የእስራኤል ልጅ የሌዊ ልጅ የቀዓት ልጅ እንበረም የሚባል አንድ ሰው ነበረ።

2፤ ይህም ሰው ሄዶ የአባቱን የሌዊ እኅት ልጅ ዮካብድን ሚስት አገባ፥ እርስዋም የመቶ ሀያ ስድስት ዓመት ልጅ ነበረች፥ ወደ እርስዋም መጣ።

3 ሴቲቱም ፀነሰች፥ ሴት ልጅንም ወለደች፥ ስሟንም ማርያም ብላ ጠራችው፥ በዚያም ዘመን

ግብፃውያን የእስራኤልን ልጆች ነፍስ አሳዝነው ነበርና።

4 ደግሞም ፀነሰች ወንድ ልጅንም ወለደች ስሙንም አሮን ብላ ጠራችው፤ ፈርዖንም በተፀነሰችበት ወራት የእስራኤልን ልጆች ደም ማፍሰስ ጀመረና።

5 በዚያም ወራት የኪቲም ንጉሥ የዔሳው ልጅ የኤልፋዝ ልጅ ሴፎ ሞተ፥ በእርሱም ፋንታ ዮናስ ነገሠ።

6 ዜፎም በኪጢም ልጆች ላይ የነገሠው ዘመን አምሳ ዓመት ሆነ፤ ሞተም፥ በኪቲምም አገር በናብና ከተማ ተቀበረ።

7 ከኪጢምም ልጆች ኃያላን አንዱ የሆነው ዮናስ ነገሠ፥ አምሳ ዓመትም ነገሠ።

8 የኪጢም ንጉሥ ከሞተ በኋላ የቢዖር ልጅ በለዓም ከኪቲም ምድር ሸሸ፤ ወደ ግብፅም ወደ ግብፅ ንጉሥ ፈርዖን መጣ።

9 ፈርዖንም ጥበቡን ሰምቶ ነበርና በታላቅ ክብር ተቀበለው፤ ስጦታም ሰጠው፥ መካሪም አደረገው፥ ከፍ ከፍም አደረገው።

10 በለዓምም በንጉሥ መኳንንት ሁሉ ክብር በግብፅ ተቀመጠ፤ መኳንንቱም ከፍ ከፍ አደረጉት፥ ሁሉም ጥበቡን ይማሩ ዘንድ ወድደዋልና።

11፤ እስራኤልም፡ ወደ፡ ግብጽ፡ በወረዱ፡ በመቶ፡ ሠላሳኛው፡ ዓመት፡ ፈርዖን፡ በንጉሣዊው፡ ዙፋን፡ ላይ፡ እንደ፡ ተቀመጠ፡ ሕልም፡ አየ፥ ዓይኑንም፡ አነሣ፥ በፊቱም፡ አንድ፡ ሽማግሌ፡ ቆሞ፡ አየ፥ በሽማግሌዎችም፡ እጆች፡ ቅርፊት፡ ያለ፡ ነበር። ሰው, እንደዚህ ያሉ ሚዛኖች በነጋዴዎች ይጠቀማሉ.

12 ሽማግሌውም ሚዛኑን ወስዶ በፈርዖን ፊት ሰቀለው።

13 ሽማግሌውም የግብፅን ሽማግሌዎች ሁሉ መኳንንቶችዋንም ታላላቆቹንም ሁሉ ወሰደ፥ በአንድም መጠን አስሮ በአንድ ሚዛን አኖራቸው።

14፤ የወተት፡ ፍየልም፡ ወስዶ፡ በሌላው፡ ቅርፊት፡ አኖረው፥ ፍየሉም፡ በኹሉ፡ ላይ፡ አደረገ።

15፤ ፈርዖንም፡ ይህ፡ አስፈሪ፡ ራእይ፡ የፍየሉ፡ ፍየል፡ በኹሉ፡ ላይ፡ ስለ፡ ምን፡ እንደ፡ ሚያስብ፡ አደነቀ፡ ፈርዖንም፡ ነቅቶ፡ እንሆ፡ ሕልም፡ ነበረ።

16 ፈርዖንም ማልዶ ተነሣ፥ ባሪያዎቹንም ሁሉ ጠርቶ ሕልሙን ነገራቸው፥ ሰዎቹም እጅግ ፈሩ።

17 ንጉሡም ጠቢቦቹን ሁሉ።

18 የቢዖርም ልጅ በለዓም ንጉሡን መለሰ።

19 ለእስራኤል ግብፅን ሁሉና የሚኖሩትን የሚያጠፋ ወንድ ልጅ ይወለዳልና፥ እስራኤላውያንንም በብርቱ እጅ ከግብፅ ያወጣል።

20 አሁንም፥ ንጉሥ ሆይ፥ ይህ ክፉ ነገር በግብፅ ላይ ከመነሣቱ በፊት የእስራኤልን ልጆች ተስፋና ተስፋ ታጠፋ ዘንድ ስለዚህ ነገር ተማከር።

21 ንጉሡም በለዓምን። በመጀመሪያ ከተወሰነ መንገድ በኋላ በእነርሱ ላይ ተመክረን በነሱም ላይ አንችልም።

22 አሁንም እናሸንፍባቸው ዘንድ አንተ ደግሞ ምከርባቸው።

23፤ በለዓምም፡ ለንጉሡ፡ እንዲህ፡ ብሎ፡ መለሰ፡ እንዲህ፡ ብሎ፡ መለሰ።

24 ንጉሡም ልኮ ሁለቱን አማካሪዎቹን ምድያማዊውን ራጉኤልንና ዖዛዊውን ኢዮብን አስጠራ፥ መጥተውም በንጉሡ ፊት ተቀመጡ።

25 ንጉሡም አላቸው። እነሆ፥ ያየሁትን ሕልምና ፍቺውን ሰምታችኋል። አሁንም ምከሩ፥ ክፋታቸውም በእኛ ላይ ሳይነሣ በእስራኤል ልጆች ላይ የሚደረገውን እወቅ፥ የምናሸንፍባቸውም እወቁ።

26 ምድያማዊው ራጉኤልም ለንጉሡ፡ — ንጉሡ በሕይወት ይኑር፥ ንጉሡም ለዘላለም ይኑር፡ ብሎ መለሰ።

27 ንጉሡ ደስ የሚያሰኝ ከሆነ ከዕብራውያን ይራቅና ይተዋቸው፥ እጁንም አይዘርጋባቸው።

28፤ እግዚአብሔር፡ በቀድሞ፡ ዘመን፡ የመረጣቸው፥ ከምድርም፡ አሕዛብ፡ ኹሉ፡ ከምድርም፡ ነገሥታት፡ ጋራ፡ የርስቱን፡ ዕጣ፡ የወሰደባቸው፡ ናቸው። አምላካቸው ያልተበቀላቸውም ያለ ቅጣት እጁን የዘረጋባቸው ማን ነው?

29፤ አብርሃም፡ ወደ፡ ግብጽ፡ በወረደ፡ ጊዜ፡ የግብጽ፡ ንጉሥ፡ ነበረው፡ ፈርዖን፡ ሚስቱን፡ ሣራን፡ አይቶ፡ ሚስት፡ እንደ፡ ያያት፡ አግባ፡ እንደ፡ ኾነ፡ አንተ፡ ታውቃቸኋል፤ አብርሃም፡ እኅቴ፡ ናት፡ አለ፥ የእግዚአብሔርም፡ ሰዎች፡ እንዳይ፡ ፈራ። በሚስቱ ምክንያት ግብፅ ትገድለው።

30 የግብፅም ንጉሥ ሣራን በያዘ ጊዜ እግዚአብሔር እርሱንና ቤተሰቡን በከባድ መቅሠፍት መታው፥ ሚስቱንም አብርሃምን ወደ ሣራ እስኪመልስ ድረስ፥ ከዚያም ተፈወሰ።

31 የፍልስጥኤማውያንም ንጉሥ ጌራሪው አቤሜሌክ ስለ አብርሃም ሚስት ስለ ሣራ ማኅፀን ሁሉ ከእንስሳ እስከ እንስሳ ድረስ በመክፈት ቀጣ።

32 አምላካቸውም በሌሊት ሕልም ወደ አቤሜሌክ መጥቶ የወሰዳትን ለአብርሃም ሣራን ይመልስ ዘንድ አስፈራው፤ ከዚያም በኋላ የጌራራ ሕዝብ ሁሉ ስለ ሣራ ተቀጣ፤ አብርሃምም ስለ አምላኩ ጸለየ። እርሱም ተማጸነ ፈወሳቸውም።

33 አቢሜሌክም በእርሱና በሕዝቡ ላይ የደረሰውን ይህን ክፉ ነገር ሁሉ ፈራ፥ ወደ ሚስቱም ወደ አብርሃምም ተመለሰ፥ ከእርስዋም ጋር ብዙ ስጦታ ሰጠው።

34፤ ከጌራራም ባባረረው ጊዜ ይስሐቅን እንዲሁ አደረገለት፥ እግዚአብሔርም ድንቅ ነገርን ባደረገለት ጊዜ የጌራራ ወንዝ ሁሉ ደረቀ፥ የሚያፈራም ዛፍ አላፈራም።

35፤ የጌራራውም
አቢሜሌክ፥ ወዳጆቹም፡ አሑዛት፥ የሠራዊቱም፡ አዛዥ፡ ፊኮል፡ ወደ፡ ርሱ፡ ኼዱ፥ አጎንብሰውም፡ በምድር፡ ላይ፡ ሰገዱለት።

36፤ ስለ እነርሱም ይለምን ዘንድ ለመኑት፥ ስለ እነርሱም ወደ እግዚአብሔር ጸለየ፥ እግዚአብሔርም ተለመነው ፈወሳቸውም።

37፤ ደግሞም፡ አደባባይ፡ የነበረውን፡ ያዕቆብን፡ ነፍሱን፡ ከፈለገ፡ ከወንድሙ፡ ከዔሳው፡ እጅ፡ ከሶርያዊው፡ ከእናቱ፡ ወንድም፡ ከላባ፡ እጅ፡ በቅንነቱ፡ ታደገ። እንዲሁም በእርሱና በልጆቹ ላይ ሊያጠፉአቸው ከተሰበሰቡት ከከነዓን ነገሥታት ሁሉ እጅ

አዳናቸው፥ እግዚአብሔርም ከእጃቸው አዳናቸው፥ ዘወርም ብለው መቱአቸው፥ እጁንም የዘረጋ ማን ነው? ያለ ቅጣት በነሱ ላይ?

38፤ በእውነት የፊተኛው የአባትህ አባት ፈርዖን የያዕቆብን ልጅ ዮሴፍን በግብፅ ምድር ካሉት አለቆች ሁሉ በላይ አስነሣው፥ ጥበቡንም ባየ ጊዜ፥ በጥበቡ በምድር የሚኖሩትን ሁሉ ከራብ አድኖአልና።

39 ከዚህም በኋላ ያዕቆብንና ልጆቹን በበጎነታቸው የግብፅን ምድርና የጌሤምን ምድር ከራብ እንዲያድኑ ወደ ግብፅ ይወርዱ ዘንድ አዘዛቸው።

40፤ አሁንም በፊትህ መልካም መስሎ የታየህ እንደ ሆነ የእስራኤልን ልጆች ከማጥፋት ተው፥ በግብፅም እንዲቀመጡ ፈቃድህ ባይሆን፥ ወደ ከነዓን ምድር ይሄዱ ዘንድ ከዚህ አሰናብታቸው። ቅድመ አያቶቻቸው በእንግድነት የተቀመጡበት መሬት.

41 ፈርዖንም የዮቶርን ቃል በሰማ ጊዜ እጅግ ተቈጣው፥ ከንጉሡም ፊት አፍሮ ተነሣ፥ ወደ አገሩም ምድያም ሄደ፥ የዮሴፍንም በትር ከእርሱ ጋር ወሰደ።

42 ንጉሡም ዑዛዊውን ኢዮብን። አንተ ኢዮብ ምን ትላለህ?

43 ኢዮብም ንጉሡን።

44 ንጉሡም በለዓምን፡- ምን ትላለህ?

45 በለዓምም ንጉሡን፡- ንጉሡ በዕብራውያን ላይ ካሰበው ሁሉ ይድናሉ፥ ንጉሡም በማናቸውም ምክር ሊያሸንፋቸው አይችልም።

46 በነበልባል እሳት ታሰንሳቸው ዘንድ ብታስብ፣ ልታሸንፋቸው አትችልም፤ አምላካቸው በእውነት አባታቸውን አብርሃምን ከከለዳውያን ዑር አድኖታልና። በሰይፍም ልታጠፋቸው ከፈለክ አባታቸው ይስሐቅ ከእርስዋ በእርግጥ ዳነ፥ በእርሱም ፋንታ አንድ በግ ተቀመጠ።

47፤ በአስቸጋሪና፡ በጭንቅ፡ ድካም፡ ያሳንሳቸው፡ እንደ፡ ኾነ፡ በዚህ፡ ምንም፡ አታሸንፍምም፤ አባታቸው፡ ያዕቆብ፡ በሥራ፡ ኹሉ፡ በትጋት፡ ላባንን፡ አገልግሏል፡ ተሳካላቸውም።

48 እንግዲህ፣ ንጉሥ ሆይ፣ ቃሌን ስማ፣ ይህ በእነርሱ ላይ የተመከረው ምክር ነው፣ በእርሱም የምትሸነፍባቸው፣ እናም ከእርሱም የማትወገድበት ምክር።

49 ንጉሡ ወድዶ ከዛሬ ጀምሮ የሚወለዱትን ልጆቻቸውን ሁሉ በውኃ ውስጥ እንዲጣሉ ያዝዝ፤ ከእነርሱም ሆነ ከአባቶቻቸው አንድ ስንኳ አልተፈተነምና በዚህ ስማቸውን ማጥፋት ትችላለህና። በዚህ መንገድ.

50 ንጉሡም የበለዓምን ቃል ሰማ፥ ነገሩም ንጉሡንና መኳንንቱን ደስ አሰኛቸው፥ ንጉሡም እንደ በለዓም ቃል አደረገ።

51፤ ንጉሡም፡ በግብጽ፡ ምድር፡ ኹሉ፡ ዐዋጅ፡ እንዲኾን፡ ሕግም፡ እንዲኾን፡ አዘዘ።

52 ፈርዖንም ባሪያዎቹን ሁሉ ጠርቶ፡ — ሄዳችሁ የእስራኤል ልጆች ባሉበት በጌሤም ምድር ሁሉ ፈልጉ፥ ከዕብራውያንም የተወለደ ወንድ ልጅ ሁሉ ወደ ወንዝ ይጣላል፤ ሴት ልጅን ሁሉ ግን በሕይወት ትተዋላችሁ። .

53 የእስራኤልም ልጆች ወንዶች ልጆቻቸውን ወደ ወንዝ ይጥሉ ዘንድ ፈርዖን ያዘዘውን ይህን ነገር በሰሙ ጊዜ ከሕዝቡ እኵሌቶቹ ከሚስቶቻቸው ተለዩ ሌሎችም ተከተሉአቸው።

54፤ ከዚያም፡ ቀን፡ ዠምሮ፡ የወሊድ፡ ጊዜ፡ ወደ፡ እስራኤል፡ ሴቶች፡ ከባሎቻቸው፡ ጋራ፡ የቀሩትን፡ ጊዜ፡ በደረሰ፡ ጊዜ፡ ወደዚያ፡ ለመዋለድ፡ ወደ፡ ሜዳ፡ ኼዱ፥ በእርሻውም፡ ወለዱ፥ ልጆቻቸውንም፡ በሜዳ፡ ላይ፡ ተዉ። እና ወደ ቤት ተመለሰ.

55 አባቶቻቸውንም ያበዛላቸው ዘንድ የማላቸው እግዚአብሔር እያንዳንዱን ሕፃን በውኃ ያጥበው ዘንድ በሰማያት ካሉት ከአገልጋዮቹ አንዱን ላከ፥ ይቀባውም ዘንድ ይቀባውም ዘንድ፥ ከእጁም ሁለት ለስላሳ ድንጋዮች በእጁ ያገባ ዘንድ ላከ። ወተትና ከሌላው ማር ጠባ፥ ጸጉሩንም እስከ ጉልበቱ ድረስ እንዲሸፍን አደረገ። ለማጽናናት እና ከእሱ ጋር ለመጣበቅ,በእሱ ርህራሄ በኩል.

፶፮ ፶፮ ፶፮ ፶፮ እናም እግዚአብሔር ራራላቸው እና በምድሪቱም ላይ ሊያበዛቸው በፈለገ ጊዜ፣ እስከ እድገታቸው ጊዜ ድረስ ምድሩን እንድትቀበላቸው አዘዘ፣ ከዚያም ምድር አፍዋን ከፍታ ተፋቻቸው። ከከተማይቱም እንደ ምድር ቡቃያና እንደ ዱር ቡቃያ በበቀሉ፤ እያንዳንዱም ወደ ቤተሰቡና ወደ አባቱ ቤት ተመለሱ፥ ከእነርሱም ጋር ቀሩ።

57 የእስራኤልም ልጆች ሕፃናት በእግዚአብሔር ቸርነት እንደ ምድረ በዳ ቡቃያ በምድር ላይ ነበሩ።

58፤ ግብጻውያንም፡ ኹሉ፡ ይህን፡ ነገር፡ ባዩ፡ ጊዜ፡ እያንዳንዱ፡ የበሬውን፡ ቀንበራቸውንና፡ ማረሻውን፡ ይ¨ ፡ ወደ፡ እርሻው፡ ኼዱ፥ አንድ፡ ምድርን፡ በዘር፡ ጊዜ፡ እንደሚያርስ፡ አረሱት።

59 ባረሱም ጊዜ የእስራኤልን ልጆች ሕፃናትን ሊጎዱ አልቻሉም፤ ሕዝቡም እየበዛ እጅግ ሄደ።

60 ፈርዖንም የእስራኤልን ልጆች ሕፃናት ይፈልጉ ዘንድ ወደ ጌሤም ይሄዱ ዘንድ በየቀኑ አለቆቹን አዘዛቸው።

61 ፈልገውም አገኙ፥ ከእናቱም እቅፍ በኃይል ወስደው ወደ ወንዝ ጣሉት፤ ሴቲቱን ግን ከእናቱ ጋር ተዉአቸው፤ ግብፃውያን በእስራኤላውያን ላይ ሁልጊዜ ያደርጉ ነበር።

ምዕራፍ 68

1 በዚያን ጊዜም የእግዚአብሔር መንፈስ በአሮን እኅት በእንበረም ልጅ በማርያም ላይ ነበረ፤ ወጥታም ስለ ቤቱ ትንቢት ተናገረች። ፤ እስራኤልንም ከግብፅ እጅ ያድናቸዋል።

2 እንበረምም የሴት ልጁን ቃል በሰማ ጊዜ ፈርዖን የያዕቆብን ቤት ወንድ ልጅ ሁሉ በውኃ ውስጥ እንዲጣሉ ባዘዘ ጊዜ ሄደና ሚስቱን ካባረራት በኋላ ወደ ቤት መለሰ።

3 እንበረም ሚስቱን ዮካብድን ካወጣት ከሦስት ዓመት በኋላ አገባ፥ ወደ እርስዋም መጣ፥ ፀነሰችም።

4 ከሰባት ወርም በኋላ ከተጸነሰች በኋላ ወንድ ልጅ ወለደች፥ ቤቱም ሁሉ በሚያበሩ ጊዜ

እንደ ፀሐይና ጨረቃ ብርሃን ታላቅ ብርሃን ሞላ።

5 ሴቲቱም ሕፃኑን ለማየት ያማረና ያማረ እንደ ሆነ ባየች ጊዜ ሦስት ወር በውስጠኛው ክፍል ውስጥ ሸሸገችው።

6 በዚያም ወራት ግብፃውያን በዚያ ያሉትን ዕብራውያን በሙሉ ለማጥፋት ተማከሩ።

7 የግብፃውያንም ሴቶች የእስራኤል ልጆች ወደ ነበሩበት ወደ ጌሤም ሄዱ፤ ገና መናገር የማይችሉትን ሕፃናት ልጆቻቸውን በትከሻቸው ተሸከሙ።

8፤ በዚያም፡ ወራት፡ የእስራኤል፡ ልጆች፡ ሴቶች፡ በወለዱ፡ ጊዜ፡ እያንዳንዱ፡ ሴቲቱ፡ ልጇን፡ ከግብፃውያን፡ ፊት፡ ሰውራች፡ ነበር፤ ግብፃውያንም፡ መውለዳቸውን፡ አያውቁም፥ ከምድሪምም፡ ሊያጠፉአቸው።

9 የግብፃውያንም ሴቶች ወደ ጎሤም መጡ መናገር የማይችሉ ልጆቻቸውም በጫንቃቸው ላይ ነበሩ፤ አንዲት ግብፃዊት ሴት ወደ አንዲት ዕብራዊት ሴት ቤት በገባች ጊዜ ሕፃንዋ ማልቀስ ጀመረች።

10 በውስጥም ያለው ሕፃን መለሰለት በጩኸ ጊዜ የግብፅ ሴቶች ሄደው በፈርዖን ቤት አወሩ።

11 ፈርዖንም ልጆቹን ይዘው ይገድሏቸው ዘንድ አለቆቹን ሰደደ። ግብፃውያን ለዕብራውያን ሴቶች ሁልጊዜ ያደርጉ ነበር።

12 በዚያም ጊዜ ዮካብድ ልጇን ከሸሸገችበት ሦስት ወር የሚያህል ነገሩ በፈርዖን ቤት ታወቀ።

13 ሴቲቱም ሎሌዎቹ ሳይመጡ ልጇን ይዛ ቸኰለች፤ የሸርባውንም መርከብ ወሰደች፥ በደቃቁና በቅም ገለበጠችው፥ ሕፃኑንም አስገባችው፥ በወንዙም ዳር ባለው ባንዲራ ውስጥ አኖረችው። አፋፍ ላይ።

14 እኅቱ ማርያምም የሚደረገውንና የቃልዋም የሚሆነውን ታውቅ ዘንድ በሩቅ ቆማ ነበር።

15፤ እግዚአብሔርም፡ በዚያን፡ ጊዜ፡ በግብጽ፡ ምድር፡ ላይ፡ ታላቅ፡ ትኵሳት፡ ሰደደ፥ የሰውንም፡ ሥጋ፡ እንደ፡ ፀሓይ፡ በዙሪያው፡ ያቃጥሎ፡ ነበር፥ ግብጻውያንንም እጅግ አስጨነቃቸው።

16፤ ግብጻውያንም፡ ኹሉ፡ ሥጋቸውን፡ ስለበላው፡ የሚበላው፡ ሙቀት፡ ሊታጠቡ፡ ወደ፡ ወንዙ፡ ወረዱ።

17፤ የፈርዖን፡ ልጅ፡ ባቲያ፡ ደግሞ፡ በሙቀት፡ የተነሣ፡ በወንዙ፡ ትታጠብ፡ ኼደች፥ ደንገሮቸዋም፥ የግብጽም፡ ሴቶች፡ ኹሉ፡ በወንዙ፡ ዳር፡ ኼዱ።

18 ባቲያም ዓይኖቿን ወደ ወንዙ አነሣች፥ መርከቢቱም በውኃው ላይ አየች፥ ባሪያዋንም ታመጣ ዘንድ ላከች።

19 ከፈነጠችውም ሕፃኑንም አየችው፥ እነሆም ሕፃኑ እያለቀሰ ራራችው፥ እርስዋም፡- ይህ ከዕብራውያን ልጆች አንዱ ነው አለችው።

20፤ በወንዙም፡ ዳር፡ የሚኼዱ፡ የግብጽ፡ ሴቶች፡ ኹሉ፡ ያጠቡት፡ ወደዱ፥ ነገር ግን፡ ይጠባው፡ አልወደደም፤ ይህ፡ ነገር፡ ከእግዚአብሔር፡ ነውና፥ ወደ፡ እናቱ፡ ጡት፡ ያመልሰው፡ ነበር።

21፤ እኅቱም ማርያም በዚያን ጊዜ በወንዙ ዳር በግብፃውያን ሴቶች መካከል ነበረች፥ ይህንም ነገር አይታ የፈርዖንን ልጅ፡ — ሕፃኑን ታጠቡልሽ ዘንድ ሄጄ ከዕብራውያን ሴቶች ሞግዚት ላምጣን አለችው። ?

22 የፈርዖንም ልጅ።

23 የፈርዖንም ልጅ ዮካብድን። ሴቲቱም ሕፃኑን ወስዳ አጠባችው።

24 ከሁለት ዓመትም በኋላ ሕፃኑ ካደገ በኋላ ወደ ፈርዖን ልጅ ወሰደችው፥ እርሱም እንደ ልጅ ሆነላት፥ ስሙንም ሙሴ ብላ ጠራችው፤ እርስዋም። ውሃው።

25፤ አባቱም፡ እንበረም፡ ስሙን፡ ካባር፡ ብሎ፡ ጠራው፤ ርሱ፡ ከፈለከችው፡ ሚስቱን፡ ጋራ፡ ያደረገው፡ ብሎ፡ ጠራው።

26፤ እናቱም ዮካብድ፡ ስሙን፡ ይቁትኤል፡ ብላ፡ ጠራችው።

27፤ እኅቱም፡ ማርያም፡ ይሬድ፡ ብላ፡ ጠራችው፤ ፍጻሜው፡ ምን እንደሚሆን፡ ታውቅ፡ ከኋላው፡ ወደ፡ ወንዙ፡ ወረደች።

28፤ ወንድሙም፡ አሮን፡ ስሙን፡ አቢዛኑክ፡ ብሎ፡ ጠራው፡ እንዲህ፡ ብሎ፡ ጠራው።

29፤ የእንበረምም፡ አባት፡ ቀዓት፡ ስሙን፡ አቢግዶር፡ ብሎ፡ ጠራው፥ እግዚአብሔር፡ የያዕቆብን፡ ቤት፡ ሰበር፡ ስለ፡ ደሰተ፥ ወንድ፡ ልጆቻቸውን፡ ወደ፡ ውሃ፡ መጣል፡ እስኪችሉ፡ ነበር።

30 ሞግዚታቸውም ስሙን አቢሶኮ ብላ ጠራችው።

31፤ እስራኤልም፡ ኹሉ፡ ስሙን፡ የናታኔል፡ ልጅ፡ ሸማያ፡ ብሎ፡ ጠራው፤ በዘመኑም፡ እግዚአብሔር፡ ጩኸታቸውን፡ ሰምቶ፡ ከጨቋኞቻቸው፡ አዳናቸው፡ ብለዋልና።

32፤ ሙሴም፡ በፈርዖን፡ ቤት፡ ነበረ፥ የፈርዖን፡ ልጅ፡ ለባትያ፡ እንደ፡ ወንድ፡ ነበረ፥ ሙሴም፡ በንጉሡ፡ ልጆች፡ መካከል፡ አደገ።

ምዕራፍ 69

1 በዚያም ወራት የኤዶምያስ ንጉሥ በነገሠ በአሥራ ስምንተኛው ዓመት ሞተ፥ በኤዶምያስም ምድር ንጉሣዊ መኖሪያ እንዲሆን ለራሱ በሠራው መቅደሱ ተቀበረ።

2 የዔሳውም ልጆች በወንዙ አጠገብ ወዳለችው ወደ ጴጥሮስ ላኩ፥ ከዚያም ሳኦል የተባለውን ዓይን ያማረና ያማረ ብላቴና አመጡ፥ በሳምላም ፋንታ አነገሡት።

3 ሳኦልም በኤዶም ምድር በዔሳው ልጆች ሁሉ ላይ አርባ ዓመት ነገሠ።

4 የግብፅ ንጉሥ ፈርዖን በለዓም ስለ እስራኤል ልጆች የመከረው ምክር እንዳልተሳካላቸው፥ ነገር ግን ብዙ እንደ በዙ፥ በግብፅም አገር ሁሉ እንደ በዙ ባየ ጊዜ።

5፤ ፈርዖንም፡ በዚያን፡ ጊዜ፡ በግብጽ፡ ኹሉ፡ ለእስራኤል፡ ልጆች፡ ማንም፡ ከዕለት፡ ድካሙን፡ አንዳች፡ አያጎድልበት፡ የሚል፡ ዐዋጅ፡ እንዲነገር፡ አዘዘ።

6፤ በጭቃ፡ ወይም፡ በጡብ፡ ኹሉ፡ በዕለት፡ ዕለት፡ የሚሠራው፡ ድካሙ፡ ጐደበት፡ የሚገኝበትን፡ ታናሹ፡ ልጁ፡ በስፍራው፡ ያኑር።

7 በዚያም ወራት የግብፅ ድካም በእስራኤል ልጆች ላይ በረታ፤ እነሆም፥ በማንም ሰው የዕለት ተዕለት ሥራ አንድ ጡብ ቢጎድል፥ ግብፃውያን ታናሹን ልጁን ከእናቱ ወስደው

በዚያ ባለው ሕንጻ ውስጥ አኖሩት። አባቱ ጥሎ የሄደው ጡብ።

8፤ የግብፅም፡ ሰዎች፡ በእስራኤል፡ ልጆች፡ ኹሉ፡ ቀን፡ ቀን፡ ብዙ፡ ጊዜ፡ እንዲሁ፡ አደረጉ።

9 ነገር ግን በዚያን ጊዜ የሌዊ ነገድ ከእስራኤል ልጆች ጋር ከወንድሞቻቸው ጋር አብረው አልሠሩም ነበር፤ የሌዊ ልጆች የግብፃውያንን ተንኮል ያውቁ ነበርና በእስራኤላውያን ላይ ያደርጉት የነበረውን ተንኮል ያውቁ ነበር።

ምዕራፍ 70

1 ሙሴም በተወለደ በሦስተኛው ዓመት ፈርዖን በግብዣ ተቀምጦ ነበር፤ ንግሥቲቱም አልፓራኒት በቀኙ በባትያም በግራው ተቀምጣ ነበር፤ ብላቴናው ሙሴና የቢዖር ልጅ በለዓም በብብቷ ተኝተው ነበር። ከሁለቱ ልጆቹም ጋር የመንግሥቱም አለቆች ሁሉ በንጉሡ ፊት በማዕድ ተቀምጠው ነበር።

2፤ ብላቴናውም፡ እጁን፡ በንጉሡ፡ ራስ፡ ላይ፡ ዘረጋ፥ ከንጉሡም፡ ራስ፡ ላይ፡ ዘውዱን፡ ወስዶ፡ በራሱ፡ ላይ፡ አኖረው።

3 ንጉሡና መኳንንቱም ብላቴናው የሠራውን ሥራ ባዩ ጊዜ ንጉሡና መኳንንቱ ደነገጡ፤ አንድ ሰውም በባልንጀራው ፊት ተደነቀ።

4 ንጉሡም በማዕድ ተቀምጠው የነበሩትን አለቆች፡ — እናንተ መኳንንት ሆይ፥ በዚህ ነገር ምን ትናገራላችሁ ምን ትላላችሁ?

5 የቢዖርም ልጅ ጠንቋዩ በለዓም በንጉሡና በአለቆቹ ፊት መለሰ እንዲህም አለ፡ — ጌታዬና ንጉሥ ሆይ፥ ከብዙ ቀን ጀምሮ ያለምኸውን ሕልም ባሪያህም የተረጎምህን ሕልም አሁን አስብ።

6፤ እንግዲህ፡ ይህ፡ የእግዚአብሔር፡ መንፈስ፡ ያለበት፡ ከዕብራውያን፡ ልጆች፡ የተወለደ፡ ሕፃን፡ ነው፤ ይህ፡ ብላቴና፡ ያለ፡ ነገር፡ ያደረገው፡ ጌታዬ፡ ንጉሥ፡ አይምሰላቸው።

7፤ እርሱ ዕብራዊ ብላቴና ነውና፥ ገና ሕፃን ሳለ ጥበብና ማስተዋል በእርሱ ዘንድ አሉ፥ ይህንም በጥበብ አድርጎ የግብፅን መንግሥት መረጠ።

8 የምድር ነገሥታትና ሰዎቻቸውን ያሸብሩ ዘንድ ነገሥታትንና መኳንንቶቻቸውን እንዲያታልሉ፥ ይህን ሁሉ በተንኮል እንዲያደርጉ የዕብራውያን ሁሉ ሥርዓት ይህ ነውና።

9 አባታቸው አብርሃም የባቢሎንን ንጉሥ የናምሩድን ሠራዊትና የጌራራን ንጉሥ አቤሜሌክን ያሳታቸው፥ የኬጢንም ልጆች ምድርና የከነዓንን መንግሥታት ሁሉ እንዳወረሰ አባታቸው እንዲህ እንዳደረገ ታውቃለህ።

10 ወደ ግብፅም ወረደ ለሚስቱም ስለ ሣራ።

11 ልጁ ይስሐቅም ወደ ጌራራ በሄደ ጊዜ በዚያ በተቀመጠ ጊዜ እንዲሁ አደረገ፤ ኃይሉም በፍልስጥኤማውያን ንጉሥ በአቤሜሌክ ሠራዊት ላይ በረታ።

12 ሚስቱ ርብቃ እኅቱ ናት ሲል የፍልስጥኤማውያንን መንግሥት ሊያሰናክልበት አሰበ።

13፤ ያዕቆብም፡ ወንድሙን፡ አታለለ፥ በኵርነቱና፡ በረከቱን፡ ከእጁ፡ ወሰደ።

14፤ ወደ፡ እናቱም፡ ወንድሙ፡ ወደ፡ ላባ፡ ቤት፡ ወደ፡ ጳንአራም፡ ኼደ፥ በተንኰልም፡ ልጁን፡ ከብቶቹንና፡ የርሱን፡ ኹሉ፡ ወሰደ፥ ሸሽቶም፡ ወደ ከነዓን፡ አገር፡ ወደ፡ አባቱ፡ ተመለሰ።

15 ልጆቹም ወንድማቸውን ዮሴፍን ሸጡት፥ ወደ ግብፅም ወርዶ ባሪያ ሆነ፥ አሥራ ሁለት ዓመትም በወኅኒ ቤት ተቀመጠ።

16 የፊተኛው ፈርዖን ሕልምን እስካየ ድረስ፥ ከእስር ቤትም እስካወጣው ድረስ፥ ሕልሙንም ስለተረተረለት በግብፅ ካሉት አለቆች ሁሉ በላይ ከፍ ከፍ እስኪለው ድረስ።

17፤ እግዚአብሔርም፡ በምድሪቱ፡ ላይ፡ ራብ፡ ባመጣ፡ ጊዜ፡ ልኮ፡ አባቱን፡ ወንድሞቹን፡ ኹሉ፥ የአባቱን፡ ቤተ፡ ሰዎች፡ ኹሉ፡ አመጣ፥ ያለ ዋጋም፡ ያለ ክፍያም ረዳቸው፥ ግብጻውያንንም ለባርነት ገዛቸው።

18፤ አሁንም፥ ጌታዬ ንጉሥ ሆይ፥ እነሆ፥ ይህ ሕፃን እንደ ሥራቸው ያደርግ ዘንድ፥ ከንጉሡም ከአለቆችና ከመሳፍንት ሁሉ ጋር ይሳደብ ዘንድ በእነርሱ ፋንታ በግብፅ ተነሥቶአል።

19፤ ንጉሡን ደስ ካሰኘው፥ እንዳያድግ፥ መንግሥትንም ከእጅህ እንዳያስወግድ፥ የግብፅም ተስፋ እርሱ ከነገሠ በኋላ እንዳይጠፋ ደሙን በምድር ላይ እናፈስስ።

20 በለዓምም ንጉሡን፡- ደግሞ የግብፅን ፈራጆች ሁሉ ጥበበኞችዋንም እንጥራ፥ እንደ ተናገርኸውም የዚህ ብላቴና ፍርድ የሞት ፍርድ እንደ ሆነ እንወቅ፥ ከዚያም በኋላ እንገድለዋለን።

21 ፈርዖንም ልኮ የግብፅን ጠቢባን ሁሉ አስጠራ፥ ወደ ንጉሡም ፊት መጡ የእግዚአብሔርም መልአክ በመካከላቸው መጣ፥ እርሱም ከግብፅ ጠቢባን እንደ አንዱ ነበረ።

22 ንጉሡም ሰብአ ሰዎቹን፡ — ይህ በቤቱ ያለው ዕብራዊ ብላቴና ያደረገውን በእርግጥ ሰምታችኋል፥ በለዓምም በዚህ ነገር ላይ እንዲሁ ፈረደ።

23 አሁንም አንተ ደግሞ ፍረድ፤ ብላቴናው ስላደረገው ነገር የሚገባውን ተመልከት።

24፤ ከፈርዖንም፡ ጠቢባን፡ እንደ፡ አንዱ፡ የሚመስለው፡ መልአክ፡ መለሰ፡ እንዲህ፡ ብሎ፡ ተናገረ፡ በግብጽ፡ ጠቢባን፡ ኹሉ፡ በንጉሡም፡ መኳንንቱም፡ ፊት።

25 ንጉሡ ደስ ካሰኘው ንጉሡ ሰዎችን ይልክ በፊቱም የመረመርን ድንጋይና የእሳት ፍም አምጥተው በሕፃኑ ፊት ያኑሯቸው፤ ሕፃኑም እጁን ዘርግቶ የመረመርን ድንጋይ ቢወስድ ያን ጊዜ ብላቴናው ያደረገውን ሁሉ በጥበብ እንዳደረገ እናውቃለን ልንገድለውም ይገባናል።

26 ነገር ግን እጁን በከሰም ላይ ቢዘረጋ፥ ይህን ያደረገው በእውቀት እንዳልሆነና በሕይወት እንዲኖር እናውቃለን።

27 ነገሩም በንጉሡና በአለቆቹ ፊት መልካም ሆነ፤ ንጉሡም እንደ እግዚአብሔር መልአክ ቃል አደረገ።

28፤ ንጉሡም፡ የመረድን፡ ድንጋዩና፡ ከሰል፡ አምጥተው፡ በሙሴ፡ ፊት፡ እንዲቆሙ፡ አዘዘ።
29 ብላቴናውንም በፊታቸው አቆሙት ብላቴናውም እጁን ወደ መረድን ድንጋይ ሊዘረጋ ፈለገ የእግዚአብሔርም መልአክ እጁን ይዞ በከሰሉ ላይ አኖረው ፍምም በእጁ ጠፋ፥ እርሱም። አንሥቶ ወደ አፉ አገባው የከንፈሩንም ከፊሉን ምላሱን አቃጠለ፥ በአፍና በምላሱም ከበደ።
30 ንጉሡና አለቆቹም ይህን ባዩ ጊዜ ሙሴ ከንጉሡ ራስ ላይ ዘውዱን በማንሳቱ ጥበብ እንዳልነበረው አወቁ።
31 ንጉሡና አለቆቹም ሕፃኑን ከመግደል ተቆጠቡ፤ ሙሴም እያደገ በፈርዖን ቤት ተቀመጠ፤ እግዚአብሔርም ከእርሱ ጋር ነበረ።
32 ብላቴናውም በንጉሥ ቤት ሳለ ቀይ ልብስ ለብሶ ከንጉሡ ልጆች መካከል አደገ።
33፤ ሙሴም፡ በንጉሡ፡ ቤት፡ ባደገ፡ ጊዜ፡ የፈርዖን፡ ልጅ፡ ባታያ፡ እንደ፡ ልጅ፡ ቈጠረችው፤ የፈርዖንም፡ ቤት፡ ኹሉ፡ አከበሩት፥ የግብጽም፡ ሰዎች፡ ኹሉ፡ ፈሩት።
34፤ ዕለት ዕለትም ወጥቶ ወንድሞቹ የእስራኤል ልጆች ወደ ነበሩበት ወደ ጌሤም ምድር መጣ፤ ሙሴም በትንፋሽና በድካም ዕለት ዕለት ያያቸው ነበር።
35 ሙሴም። ይህ ድካም ዕለት ዕለት የሚደርስባችሁ ስለ ምንድር ነው? ብሎ ጠየቃቸው።
36 የደረሰባቸውንም ሁሉ ከመወለዱም በፊት ፈርዖን ያዘዘባቸውን ትእዛዝ ሁሉ ነገሩት።
37 የቢዖርም ልጅ በለዓም በእነርሱ ላይ የመከረውን ምክር ሁሉ፥ ደግሞ የንጉሡን ዘውድ ከራሱ ላይ ባነሣ ጊዜ ይገድለው ዘንድ የተናገረውን ነገሩት።
38፤ ሙሴም፡ ይህን፡ በሰማ፡ ጊዜ፡ ቍጣው፡ በለዓምን፡ ላይ፡ ነደደ፥ ሊገድለውም፡ ፈለገ፥ ቀን፡ ቀንም፡ ያደበቀው፡ ነበር።
39 በለዓምም ሙሴን ፈራ፥ እርሱና ሁለቱ ልጆቹ ተነሥተው ከግብፅ ወጡ፥ ሸሹም ነፍሳቸውንም አሳልፈው ሰጡ፥ ወደ ኩሽም ምድር ለኩሽ ንጉሥ ቂቅያኖስ ያዙ።
40 ሙሴም በንጉሥ ቤት ሲወጣና ሲገባ እግዚአብሔር በፈርዖን በባሪያዎቹም ሁሉ ፊት በግብፅም ሕዝብ ሁሉ ፊት ሞገስን ሰጠው፤ ሙሴንም እጅግ ወደዱ። .
41፤ ቀንም ደርሶ ሙሴ ወንድሞቹን ለማየት ወደ ጌሤም በሄደ ጊዜ፥ የእስራኤልን ልጆች በድካማቸውና በድካማቸው አየ፥ ሙሴም ስለ እነርሱ አዘነ።
42 ሙሴም ወደ ግብፅ ተመልሶ ወደ ፈርዖን ቤት መጣ፥ ወደ ንጉሡም ፊት ቀረበ፥ ሙሴም በንጉሡ ፊት ሰገደ።
43 ሙሴም ፈርዖንን አለው፡ — ጌታዬ ሆይ፥ ከአንተ ትንሽ ልመና እፈልግ ዘንድ መጥቻለሁና ፊቴን ባዶ አድርገህ አትመልስ። ፈርዖንም። ተናገር አለው።
44 ሙሴም ፈርዖንን አለው፡ — በጌሤም ላሉ የእስራኤል ልጆች ባሪያዎችህ ከድካማቸው አንድ ቀን እንዲያርፉበት ስጣቸው።
45 ንጉሡም ሙሴን መልሶ።
46 ፈርዖንም በግብፅና በጌሤም ሁሉ እንዲታወጅ አዘዘ።
47፤ ለእናንተ፡ የእስራኤል፡ ልጆች፡ ኹሉ፡ ንጉሡ፡ እንዲህ፡ ይላል፡ ስለ፡ ስድስት፡ ቀን፡ ሥራችሁንና፡ ድካማችሁን፡ ሥራ፥ ነገር፡ ግን፡ በሰባተኛው፡ ቀን፡ ዐርፋችኍላችኋል፥ ነገር፡ ኹሉ፡ እንደዚኹ፡ ኹሉ፡ ታደርጋላችሁ። ንጉሡና የባቲያ ልጅ ሙሴ እንዳዘዙ።
48 ሙሴም ንጉሡ በሰጠው ነገር ደስ አለው፤ የእስራኤልም ልጆች ሁሉ ሙሴ እንዳዘዛቸው አደረጉ።
49፤ እግዚአብሔር፡ ስለ፡ አባቶቻቸው፡ ያድናቸው፡ ዘንድ፡ የእስራኤልን፡ ልጆች፡ ማሰብ፡ ጀምሯልና፡ ይህ፡ ነገር፡ ከእግዚአብሔር፡ ዘንድ፡ ለእስራኤል፡ ልጆች፡ ኾነ።
50 እግዚአብሔርም ከሙሴ ጋር ነበረ፤ ዝናውም በግብፅ ሁሉ ወጣ።
51 ሙሴም በግብፃውያን ሁሉና በእስራኤል ልጆች ፊት ታላቅ ሆነ፤ ለሕዝቡም ለእስራኤል መልካምን እየፈለገ ስለ እነርሱ የሰላምን ቃል ለንጉሡ ተናግሮ ነበር።

ምዕራፍ 71

1 ሙሴም የአሥራ ስምንት ዓመት ልጅ በሆነ ጊዜ አባቱንና እናቱን ያይ ዘንድ ወደደ፥ ወደ እነርሱም ወደ ጌሤም ሄደ፤ ሙሴም ወደ ጎሤም በቀረበ ጊዜ የእስራኤል ልጆች ወደሚሠሩበት ስፍራ መጣ፥ እርሱም። ሸክማቸውንም ተመልክቶ አንድ ግብፃዊ ከዕብራውያን ወንድሞቹ አንዱን ሲመታ አየ።
2 የተደበደበውም ሰው ሙሴን ባየው ጊዜ ሊረዳው ወደ እርሱ ሮጠ፤ ሙሴም በፈርዖን ቤት እጅግ የተከበረ ነበርና፡ — ጌታዬ አድምጠኝ ይህ ግብፃዊ በቤቴ ወደ ቤቴ መጣ። በሌሊት፣ አሰረኝ፣ እናም በፊቴ ወደ ባለቤቴ መጣ፣ እና አሁን ነፍሴን ሊወስድብኝ ይፈልጋል።
3 ሙሴም ይህን ክፉ ነገር በሰማ ጊዜ ቍጣው በግብፃዊው ላይ ነደደ፥ ወደዚያም ዞረ፥ በዚያም ሰው እንደሌለ ባየ ጊዜ ግብፃዊውን መታው፥ በአሸዋም ውስጥ ሸሸገው፥ ዕብራዊውንም አዳነው። ከመታዉ እጅ።
4፤ ዕብራዊውም ወደ ቤቱ ሄደ፥ ሙሴም ወደ ቤቱ ተመለሰ፥ ወጥቶም ወደ ንጉሡ ቤት ተመለሰ።
5 ሰውዮውም ወደ ቤቱ በተመለሰ ጊዜ ሚስቱን ሊጥል አሰበ፤ ምክንያቱም በያዕቆብ ቤት ማንም ሰው ከረከሰች በኋላ ወደ ሚስቱ ይመጣ ዘንድ አይገባም ነበርና።
6 ሴቲቱም ሄዳ ወንድሞቿን ነገረቻቸው፤ የሴቲቱም ወንድሞች ሊገድሉት ፈለጉ ወደ ቤቱም ሸሸ አመለጠም።
7፤ በሁለተኛውም ቀን ሙሴ ወደ ወንድሞቹ ወጣ፥ እነሆም፥ ሁለት ሰዎች ሲጣሉ አየ፥ ኃጢአተኛውንም፡- ባልንጀራህን ስለ ምን ትመታለህ?
8፤ ርሱም መልሶ፡ — አንተን በእኛ ላይ አለቃና ፈራጅ አድርጎ የሾመህ ማን ነው? ግብፃዊውን እንደ ገደልህ ልትገድለኝ ታስባለህን? ሙሴም ፈርቶ። በእውነት ነገሩ ታወቀ?
9 ፈርዖንም ይህን ነገር ሰማ፥ ሙሴንም እንዲገድሉት አዘዘ፥ እግዚአብሔርም

መልአኩን ላከ፥ በዘበኞች አለቃ አምሳል ለፈርዖን ተገለጠ።

10፤ የእግዚአብሔርም፡ መልአክ፡ ሰይፉን፡ ከዘበኞቹ፡ አለቃው፡ እጁ፡ ወሰደው፥ ራሱንም ከእርሱ ጋር ቄረጠ፥ የዘበኞቹም አለቃ አምሳያ ሙሴን ይመስላልና።

11፤ የእግዚአብሔርም፡ መልአክ፡ የሙሴን፡ ቀኝ፡ ያዘው፥ ከግብጽም፡ አወጣው፥ ከግብጽም፡ ዳርቻ፡ ውጭ፡ የአርባ ቀን መንገድ፡ ርቆ፡ አወጣው።

12 ወንድሙም አሮን ብቻውን በግብፅ ምድር ቀረ፥ ለእስራኤልም ልጆች እንዲህ ሲል ትንቢት ተናገረ።

13 የአባቶቻችሁ አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፡ — ሰው ሁሉ የዓይኑን ርኵሰት ጣል፥ በግብፅም ጣዖታት ራሳችሁን አታርክሱ።

14 የእስራኤልም ልጆች ዐመፁ፥ አሮንንም በዚያ ጊዜ አልሰሙም።

15፤ እግዚአብሔርም፡ ያጠፋቸው፡ አሰበ፡ እግዚአብሔር፡ ከአብርሃም፡ ከይስሐቅና፡ ከያዕቆብ፡ ጋራ፡ የገባውን፡ ቃል፡ ኪዳን፡ ባላሰበ።

16፤ በዚያም፡ ጊዜ፡ የፈርዖን፡ እጅ፡ በእስራኤል፡ ልጆች፡ ላይ፡ ጸናች፡ ነበር፤ እግዚአብሔርም፡ ቃሉን፡ እስከ፡ ላከበት፡ ጊዜ፡ ድረስ፡ አያቸው።

ምዕራፍ 72

1 በዚያም ወራት በኩሽ ልጆችና በምሥራቅ ሰዎች በሶርያም ልጆች መካከል ታላቅ ጦርነት ሆነ፥ በእጁም ባሉበት በኩሽ ንጉሥ ላይ ዐመፁ።

2 የኩሽም ንጉሥ ቂቅያኖስ ከኩሽ ልጆች ሁሉ ጋር እንደ አሸዋ ብዙ ሕዝብ ወጣ፥ ያገዛቸውም ዘንድ ሶርያንና የምሥራቅን ልጆች ሊዋጋ ሄደ።

3 ቂቅያኖስም በወጣ ጊዜ ጠንቋዩን በለዓምን ከሁለቱም ልጆቹ ጋር ከተማይቱንና ዝቅተኛውን የአገሩን ሕዝብ ይጠብቁ ዘንድ ተወ።

4 ቂቅያኖስም ወደ አራም እና ወደ ምሥራቅ ሰዎች ወጣ፥ ተዋጋቸውም፥ መታቸውም፥ ሁሉም ቆስለው በኪቅያኖስና በሕዝቡ ፊት ወደቁ።

5 ከእነርሱም ብዙዎቹን ማርኮ እንደ መጀመሪያው አስገዛቸው፥ እንደ ልማዱም ግብር ይወስድባቸው ዘንድ በምድራቸው ሰፈረ።

6 የቢዖርም ልጅ በለዓም የኩሽ ንጉሥ ከተማይቱንና የከተማይቱን ድሆች ይጠብቅ ዘንድ በተወው ጊዜ፥ ተነሥቶ ከአገሩ ሕዝብ ጋር በንጉሡ ቂቅያኖስ ላይ እንዲያምፁት፥ ወደ ምድርም እንዳይገባ መከረ። ወደ ቤት ሲመጣ ከተማ.

7 የአገሩም ሰዎች ሰምተው ማሉለት፥ እርሱንም ሁለቱን ልጆቹን የሠራዊት አለቆች አድርገው በላያቸው አነገሡት።

8 ተነሥተውም የከተማይቱን ግንብ በሁለቱ ማዕዘኖች ላይ አቆሙ፥ እጅግም ጠንካራ የሆነ ሕንፃ ሠሩ።

9 በሦስተኛውም ማዕዘን በከተማይቱና በወንዙ መካከል የኩሽን ምድር ሁሉ በከበበው ወንዝ መካከል ቊጥር የሌላቸውን ጉድጓዶች ቄፈሩ፥ የወንዙንም ውኃ በዚያ ፈነዳ።

10 በአራተኛውም ማዕዘን በምልክታቸውና በአስማታቸው ብዙ እባቦችን ሰበሰቡ፥ ከተማይቱንም መሽገው በዚያ ተቀመጡ፥ ማንምም የሚወጣና የሚቀድም አልነበረም።

11 ቂቅያኖስም ከሶርያና ከምሥራቅ ሰዎች ጋር ተዋጋ፥ እንደ ቀድሞውም አስገዛቸው፥ የዕለት ግብራቸውንም ሰጡት፥ ሄዶም ወደ አገሩ ተመለሰ።

12 የኩሽም ንጉሥ ቂቅያኖስ ከእርሱም ጋር የሠራዊቱ አለቆች ሁሉ ወደ ከተማው በቀረቡ ጊዜ ዓይኖቻቸውን አንሥተው የከተማይቱ ቅጥር እንደ ተሠራና እንደ ከበረ አዩ፤ ሰዎቹም በዚህ ተገረሙ።

13፤ እርስ በርሳቸውም፡ — ለጦርነት እንደዘገየልን ስላዩና እጅግ ስለ ፈሩን፥ ይህን አደረጉ፥ የከነዓንም ነገሥታት ይጸኑ ዘንድ የከተማይቱን ቅጥር አፍርሰው መሽገው ተባባሉ። ከእነርሱ ጋር በጦርነት አትምጣ።

14 ንጉሡና ጭፍሮቹም ወደ ከተማይቱ በር ቀረቡ፥ ቀና ብለውም አዩ፥ የከተማይቱም በሮች ሁሉ ተዘግተው ነበር፤ ወደ ከተማይቱም እንገባ ዘንድ ክፈቱልን ብለው ሎሌዎቹን ጠሩ።

15 ሎሌዎቹ ግን በአስማተኛው በበለዓም ትእዛዝ ወደ ከተማቸው እንዳይገቡ አልፈቀዱላቸውም።

16 ከእነርሱም ጋር በከተማይቱ በር ፊት ለፊት ተዋጉ፤ በዚያም ቀን አንድ መቶ ሠላሳ ሠራዊት በቂቂያኖስ ወደቁ።

17 በማግሥቱም ተዋጉ፥ በወንዙም ዳር ተዋጉ። ለማለፍ ሞከሩ ነገር ግን አልቻሉም, ስለዚህ አንዳንዶቹ ጉድጓድ ውስጥ ገብተው ሞቱ.

18 ንጉሡም ዛፎችን እንዲቆርጡና እንዲቆርጡ አዘዛቸው፤ እነርሱም አደረጉ።

19 ወደ ጉድጓዱም ስፍራ በደረሱ ጊዜ ውኃው በወፍጮ ተሽከረከረ፥ በአሥር ፈረሶችም የተቀመጡ ሁለት መቶ ሰዎች ሰጠሙ።

20፤ በሦስተኛውም፡ ቀን፡ እባቦቹ ባሉበት፡ ላይ፡ ሊዋጉ፡ መጡ፥ ወደዚያ፡ መቅረብ፡ አቃታቸውም፤ እባቡም፡ መቶ፡ ሰባ፡ ሰዎች : ገደሉአቸው፥ ከኩሽም፡ ጋራ፡ መዋጋት፡ ተዉ፥ ኩሽንም ለዘጠኝ ጊዜ ከበቡ። ዓመታት, ማንም ሰው አልወጣም ወይም አልገባም.

21 በዚያን ጊዜ ጦርነቱና ከበባው በኩሽ ላይ ሳለ ሙሴ ግብፃዊውን ስለ ገደለ ሊገድለው ፈልጎ ከፈርዖን ፊት ከግብፅ ሸሸ።

22 ሙሴም ከፈርዖን ፊት ከግብፅ በሸሸ ጊዜ የአሥራ ስምንት ዓመት ጕልማሳ ነበረ፤ ሸሽቶም ወደ ቂቅያኖስ ሰፈር ሸሸ፤ በዚያም ጊዜ ኩሽን ከበበ።

23 ሙሴም ኩሽን በከበቡበት ጊዜ ሁሉ በኩሽ ንጉሥ በቂቂያኖስ ሰፈር ዘጠኝ ዓመት ነበረ፤ ሙሴም ወጥቶ ከእነርሱ ጋር ገባ።

24፤ ንጉሡና መኳንንቱም ተዋጊዎቹም ሁሉ ሙሴን ወደዱት፤ ታላቅና የተገባም ነበረና፥ ቁመቱም እንደ ክቡር አንበሳ ነበረ፥ ፊቱም

እንደ ፀሐይ ነበረ፥ ኃይሉም እንደ አንበሳ ጉልበት ነበረ፥ መካሪም ነበረ። ለንጉሱ።

25 ከዘጠኝ ዓመትም በኋላ ቂቅያኖስ በሚሞት ደዌ ያዘ፥ ሕመሙም በረታበት፥ በሰባተኛውም ቀን ሞተ።

26 ሎሌዎቹም አስከሬኑን አስወግደው ተሸክመው ከግብፅ ምድር በስተሰሜን ባለው በከተማይቱ በር ፊት ለፊት ቀበሩት።

27 በላዩም ጠንካራና ረጅም ሕንፃ ሠሩ፥ ታላላቅ ድንጋዮችንም አኖሩ።

28 የንጉሥ ጸሐፍትም የንጉሣቸውን የቂቅያኖስን ኃይልና የተዋጋቸውን ጦርነቶች ሁሉ በድንጋዮቹ ላይ ቀርጸው ነበር፤ እነሆም በዚህ ቀን ተጽፈዋል።

፳፱ የኩሽ ንጉሥ ቂቅያኖስ ከሞተ በኋላ በሰዎቹና በወታደሮቹ በጦርነቱ እጅግ አዘነ።

30 ስለዚህ እርስ በርሳቸው። ከቤታችን ዘጠኝ ዓመት ርቀን በምድረ በዳ ተቀምጠን በዚህ ጊዜ የምናደርገውን ምከሩን ተባባሉ።

31 ከተማይቱን እንዋጋለን ብንል ብዙዎቻችን ቄስለን እንወድቃለን ወይም እንገደላለን፤ በዚህ ከበባም ብንቆይ ደግሞ እንሞታለን።

32 አሁንም የሶርያ ነገሥታትና የምሥራቅ ሰዎች ሁሉ ንጉሣችን እንደ ሞተ ሰምተዋል፥ በጠላትነትም በድንገት ያጠቁናል፥ ይዋጉንምማል፥ ከእኛም የተረፈን አንድ ስንኳ አይተዉም።

33፤ አሁንም እንሂድ፥ በላያችንም ንጉሥ እንንገሥ፥ ከተማይቱም እስክትሰጥ ድረስ በተከበብን እንቆይ።

34፤ በዚያም፡ ቀን፡ ከቂቅያኖስ፡ ሠራዊት፡ ላይ፡ ንጉሥ፡ ሊመርጡ፡ ወደዱ፥ እንደ፡ ሙሴም፡ በላያቸው፡ ይነግሥባቸው፡ ዘንድ፡ የመረጡት፡ አላገኙም።

35 ፈጥነውም እያንዳንዳቸው ልብሳቸውን አውልቀው በምድር ላይ ጣሉት፥ ብዙም ክምር አድርገው ሙሴን አኖሩበት።

36 ተነሥተውም ቀንደ መለከቱን ነፉ፥ በፊቱም ጮኹ።

37 ሕዝቡም ሁሉ መኳንንቱም የኩሻዊውን የቂቅያኖስን ሚስት አዶንያስን ንግሥቲቱን አዶንያስ ያገባለት ዘንድ ማሉለት፥ በዚያም ቀን ሙሴን አነገሡባቸው።

38፤ የኩሽም፡ ሰዎች፡ ኹሉ፡ በዚያ፡ ቀን፡ ዐዋጅ፡ አወጁ።

39 በክምርም ላይ አንሶላ ዘረጋ፥ እያንዳንዱም ከያዘው አንዱን የወርቅ ጉትቻ ሁለተኛውንም ሳንቲም ጣለበት።

40 የኩሽም ልጆች ከመረግድ ድንጋይ፣ ብዴሊየም፣ ዕንቁና እብነ በረድ፣ ብዙ ብርና ወርቅ ለሙሴ ጣሉት።

41፤ ሙሴም፡ የኩሽ፡ ልጆች፡ ኹሉ፡ የሰጡትን፡ ብሩንና፡ ወርቁን፡ ኹሉ፥ ዕቃውንም፡ ኹሉ፡ ብዴሊየምንና፡ የመረድን፡ ዕንቍዎችን፡ ወስዶ፡ በቤተ መዛግብቱ፡ አኖራቸው።

42፤ በዚያም፡ ቀን፡ በኩሽ፡ ንጉሥ፡ በቂቅያኖስ፡ ፋንታ፡ ሙሴ፡ በኩሽ፡ ልጆች፡ ላይ፡ ነገሠ።

ምዕራፍ 73

1 የግብፅ ንጉሥ ፈርዖን በነገሠ በአምሳ አምስተኛው ዓመት፥ እስራኤላውያን ወደ ግብፅ በወረዱ በመቶ አምሳ ሰባተኛው ዓመት፥ ሙሴ በኩሽ ነገሠ።

2 ሙሴ በኩሽ ላይ መንገሥ በጀመረ ጊዜ የሀያ ሰባት ዓመት ጉልማሳ ነበረ፥ አርባ ዓመትም ነገሠ።

3 እግዚአብሔርም ለሙሴ በኩሽ ልጆች ሁሉ ፊት ሞገስንና ሞገስን ሰጠው፤ የኩሽም ልጆች እጅግ ወደዱት፤ ስለዚህም ሙሴ በእግዚአብሔርና በሰው ፊት ሞገስን አገኘ።

4 በነገሠም በሰባተኛው ቀን የኩሽ ልጆች ሁሉ ተሰብስበው በሙሴ ፊት ቀርበው በምድር ላይ ሰገዱለት።

5 ልጆቹም ሁሉ በአንድነት በንጉሡ ፊት ተናገሩ።

6 በከተማይቱ ዙሪያ ከበባን ገና ዘጠኝ ዓመት ሆነን፤ ልጆቻችንንና ሚስቶቻችንን አላየንም።

7 ንጉሡም መልሰ፡ — እኔ ባዘዝኋችሁ ሁሉ ቃሌን ብትሰሙ፥ እግዚአብሔር ከተማይቱን በእጃችን አሳልፎ ይሰጣታል፥ እኛም እናገዛታታለን።

8 ቂቅያኖስ ሳይሞት ከእነርሱ ጋር እንደ ነበረው እንደ ፊተኛው ጦርነት ከእነርሱ ጋር ብንዋጋ ብዙዎች እንደ ቀድሞው ቄሥን እንወድቃለን።

9 አሁንም እነሆ በዚህ ነገር ምክር ለእናንተ ይሁን። ቃሌን ብትሰሙ ከተማይቱ በእጃችን ትሰጣለች።

10፤ ሠራዊቱም፡ ኹሉ፡ ለንጉሡ፡ — ጌታችን ያዘዘውን ሁሉ እናደርጋለን፡ ብለው መለሱለት።

11 ሙሴም አላቸው። እለፉ፥ በሰፈሩም ሁሉ ላይ ለሕዝቡ ሁሉ።

12 ንጉሡ እንዲህ ይላል።

13 የንጉሡን ቃል የሚተላለፍ ሁሉ ሕፃኑን ያላመጣ እርሱ ይሞታል ንጉሡም ያለውን ሁሉ ይወስዳል።

14 ባመጣሃቸውም ጊዜ በጠባብህ ውስጥ ይሁኑ፥ እስኪያድጉ ድረስ አሳድጋቸው፥ እንደ ጭልፊት ግልገሎች መንገድ እንዲዋጉ አስተምራቸው።

15፤ የኩሽም፡ ልጆች፡ ኹሉ፡ የሙሴን፡ ቃል፡ ሰምተው፡ ተነሥተው፡ በሰፈሩ፡ ኹሉ፡ እንዲህ፡ ብሎ፡ ዐዋጅ፡ አወጁ።

16 ለእናንተ የኩሽ ልጆች ሁሉ፥ ሁላችሁም ወደ ዱር ውጡ፥ ሽመላዎችንም በዚያ እያንዳንዱ ሰው ግልገሉን በእጁ ያዙ፥ ወደ ቤትም አምጧቸው።

17 የንጉሡን ትእዛዝ የሚተላለፍ ሁሉ ይሞታል፤ ንጉሡም ያለውን ሁሉ ይወስዳል።

18 ሕዝቡም ሁሉ እንዲሁ አደረጉ፥ ወደ ዱርም ወጡ፥ ጥድም ላይ ወጡ፥ እያንዳንዱም በእጁ አንድ ግልገል፥ የሽመላንም ግልገሎች ሁሉ ያዙ፥ ወደ ምድረ በዳም አምጥተው አሳደጉአቸው። በንጉሥ ትእዛዝ፣ እንደ ጫጩቶችም እንዲወዛወዙ አስተማሩአቸው።

19 ሽመላዎችም ካደጉ በኋላ ንጉሡ ሦስት ቀን እንዲራቡ አዘዘ፥ ሕዝቡም ሁሉ እንዲሁ አደረጉ።

20 በሦስተኛውም ቀን ንጉሡ እንዲህ አላቸው፡ — አይዘአችሁ ጽኑዓን ሰዎች ሁኑ፥ እያንዳንዱም ጋሻውን ልበሱ፥ ሰይፉንም ታጠቁ፥ እያንዳንዱም በፈረስ ላይ ተቀምጦ እያንዳንዱም ሽመላውን በእጁ ያዙ። .

21 ተነሥተንም እባቦች ባሉበት ከተማይቱን እንዋጋታለን። ሕዝቡም ሁሉ ንጉሡ እንዳዘዘ አደረጉ።

22፤ እያንዳንዱም፡ ግልገሉን፡ በእጁ፡ ይዘው፡ ኼዱ፥ እባቡም ወዳለበት ስፍራ በደረሱ ጊዜ ንጉሡ፡ — እያንዳንዱ ሽመላውን በእባቦቹ ላይ ስደድ፡ አላቸው።

23፤ እያንዳንዱም፡ በንጉሡ፡ ትእዛዝ፡ ሽመላውን፡ ላከ፥ ሽመላዎችም፡ በእባቦቹ ላይ፡ ሮጡ፥ ሁሉንም፡ በሉ፥ ከዚያም፡ አጠፋቸው።

24 ንጉሡና ሕዝቡም በዚያ ስፍራ እባቡ ሁሉ እንደ ጠፉ ባዩ ጊዜ ሕዝቡ ሁሉ ታላቅ እልል አሉ።

25፤ ቀርበውም ከተማይቱን ተዋጉ፥ ያዙአትም፥ ገዙአትም፥ ወደ ከተማይቱም ገቡ።

26፤ በዚያም፡ ቀን፡ አንድ፡ ሺሕ፡ መቶ፡ ሰዎች፡ ሞቱ፤ በከተማይቱም፡ የኖሩት፡ ኹሉ፥ ከከበቡት፡ ሕዝብ፡ አንድ፡ ሰው፡ አልሞተም።

27፤ የኩሽም፡ ልጆች፡ ኹሉ፡ እያንዳንዱ፡ ወደ፡ ቤቱ፡ ወደ፡ ሚስቱ፡ ወደ፡ ልጆቹ፡ የርሱም፡ ባለቤት፡ ኹሉ፡ ኼዱ።

28 አስማተኛው በለዓምም ከተማይቱ እንደ ተያዘች ባየ ጊዜ በሩን ከፈተ፥ እርሱና ሁለቱ ልጆቹ ስምንት ወንድሞቹም ሸሹ፥ ወደ ግብፅም ወደ ፈርዖን ንጉሥ ተመለሰ።

29 እግዚአብሔር በግብፅ ላይ መቅሠፍት ባመጣ ጊዜ በሙሴ ላይ የቆሙት በሕግ መጽሐፍ የተጻፉ አስማተኞችና አስማተኞች ናቸው።

30 ሙሴም በጥበቡ ከተማይቱን ያዘ፤ የኩሽም ልጆች በኩሽ ንጉሥ በቂቅያኖስ ፋንታ በዙፋኑ ላይ አኖሩት።

31፤ በራሱም፡ ላይ፡ የንግሥና፡ ዘውድ፡ አደረጉ፥ የኩሻዊት፡ ንግሥት፡ አዶንያስንም፡ የቂቅያኖስን ሚስት፡ አጋቡት።

32 ሙሴም የአባቶቹን አምላክ እግዚአብሔርን ፈራ፥ ወደ እርስዋም አልመጣም፥ ዓይኑንም ወደ እርስዋ አላዘርም።

33 ሙሴ፡ — ለልጄ ለይስሐቅ ከከነዓን ሴቶች ልጆች ሴትን አትውሰድ፡ ብሎ አብርሃም ባሪያውን አልዓዛርን ያስምለው ትዝ አለውና።

34፤ ያዕቆብም ከወንድሙ በሸሸ ጊዜ ይስሐቅ፡ — ከከነዓን ሴቶች ልጆች ሚስት አታግባ፥ ከካምም ልጆች ከአንዳቸውም ጋር አትተባበር ብሎ ባዘዘው ጊዜ ያደረገውን፥

35 አምላካችን እግዚአብሔር የኖኅን ልጅ ካምን ልጆቹንም ዘሩንም ሁሉ ለሴም ልጆችና ለያፌት ልጆች ከእነርሱም በኋላ ለዘራቸው ባሪያዎች ይሆኑ ዘንድ ለዘላለም ባሪያዎች አድርጎ ሰጣቸው።

36 ስለዚህ ሙሴ በኩሽ በነገሠበት ዘመን ሁሉ ልቡንና ዓይኑን ወደ ቂቅያኖስ ሚስት አላቀረበም።

37 ሙሴም በሕይወቱ ሁሉ አምላኩን እግዚአብሔርን ይፈራ ነበር፤ ሙሴም በፍጹም ልቡና በፍጹም ነፍሱ በእግዚአብሔር ፊት በእውነት ሄደ፥ በሕይወቱም ዘመን ሁሉ ከቀና መንገድ አልተመለሰም። አብርሃምና ይስሐቅ ያዕቆብም ከሄዱበት መንገድ ወደ ቀኝም ወደ ግራም አልሄደም።

38፤ ሙሴም፡ በኩሽ፡ ልጆች፡ መንግሥት፡ አጸና፥ የኩሽንም ልጆች በተለመደው ጥበቡ መራቸው፥ ሙሴም በመንግሥቱ ተከናወነ።

39፤ በዚያም፡ ጊዜ፡ ሶርያና፡ የምሥራቅ፡ ሰዎች፡ የኩሽ፡ ንጉሥ፡ ቂቅያኖስ፡ እንደ፡ ሞተ፡ በሰሙ፡ ጊዜ፡ ሶርያና፡ የምሥራቅ፡ ልጆች፡ በዚያ፡ ጊዜ፡ በኩሽ፡ ላይ፡ ዐመፁ።

40፤ ሙሴም፡ የኩሽን፡ ልጆች፡ ኹሉ፡ እጅግ፡ ኃያላን፡ ሕዝብ፥ ሠላሳ፡ ሺሕ፡ ያህሉ፡ ሰዎች፡ ሰበሰበ፥ ከሶርያና፡ ከምሥራቅም፡ ልጆች፡ ጋራ፡ ሊዋጋ፡ ወጣ።

41፤ አስቀድሞም ወደ ምሥራቅ ሰዎች ሄዱ፥ የምሥራቅም ሰዎች ወሬአቸውን በሰሙ ጊዜ ሊገናኙአቸው ሄዱ፥ ከእነርሱም ጋር ተዋጉ።

42 ሰልፉም በምሥራቅ ሰዎች ላይ ጸንቶ ነበር፤ እግዚአብሔርም የምሥራቅን ልጆች ሁሉ በሙሴ እጅ አሳልፎ ሰጠ፥ ሦስት መቶም የሚያህሉ ሰዎች ተገድለው ወደቁ።

43 የምሥራቅም ሰዎች ሁሉ ተመልሰው አፈገፈጉ፤ ሙሴና የኩሽ ልጆችም ተከትለው አስገዙአቸው፥ እንደ ልማዳቸውም ቀረጥ አደረጉባቸው።

44፤ ሙሴና፡ ከርሱም፡ ጋራ፡ ሕዝብ፡ ኹሉ፡ ለሰልፍ፡ ከዚያ፡ ወደ፡ አራም፡ ምድር፡ ተሻገሩ።

45፣ የሶርያም ሰዎች ደግሞ ሊገጟቸው ሄዱ፥ ተዋጉአቸውም፥ እግዚአብሔርም በሙሴ እጅ አሳልፎ ሰጣቸው፥ ብዙ የሶርያም ሰዎች ቆስለው ወደቁ።

፬፮ እናም አራም ደግሞ በሙሴ እና በኩሽ ሰዎች ተገዙ፣ እናም ደግሞ የተለመደ ግብራቸውን ሰጡ።

47 ሙሴም ሶርያንና የምሥራቅን ልጆች ለኩሽ ልጆች አስገዛቸው፤ ሙሴና ከእርሱም ጋር የነበሩት ሕዝብ ሁሉ ወደ ኩሽ ምድር ተመለሱ።

48፤ ሙሴም በኩሽ ልጆች መንግሥት በረታ፥ እግዚአብሔርም ከእርሱ ጋር ነበረ፥ የኩሽም ልጆች ሁሉ ፈሩት።

ምዕራፍ 74

1 በዓመታት መጨረሻ የኤዶም ንጉሥ ሳኦል ሞተ፥ በእርሱም ፋንታ የዓክቦር ልጅ በኣልከናን ነገሠ።

2 ሙሴ በኩሽ በነገሠ በአሥራ ስድስተኛው ዓመት የአክቦር ልጅ በኣል ከነን በኤዶምያስ ምድር በኤዶምያስ ልጆች ሁሉ ላይ ሠላሳ ስምንት ዓመት ነገሠ።

3፤ በዘመኑም፡ ሞዓብ፡ በኤዶምያስ፡ ኀይል፡ ላይ፡ ዐመፀ፤ ከኤዶምያስ፡ ሥልጣን፡ ዠምሮ፡ ከባዳድ፡ ልጅ፡ ከሃዳድ፡ ዘመን፡ ዠምሮ፡ ዠምሮ፡ እነርሱንና፡ ምድያምን፡ መታ፡ ሞዓብን፡ ለኤዶምያስ፡ አስገዛ።

4 የዓክቦርም ልጅ በኣልከናን በኤዶምያስ ላይ በነገሠ ጊዜ የሞዓብ ልጆች ሁሉ ከኤዶምያስ ታማኝነታቸውን መለሱ።
5 በዚያም ወራት የአፍሪቃ ንጉሥ አንጌአስ ሞተ፥ ልጁም አዝድሩባል በእርሱ ፋንታ ነገሠ።
6፤ በዚያም፡ ወራት፡ የኪጢም፡ ልጆች፡ ንጉሥ፡ ኢያናስ፡ ሞተ፥ በቀኖጲያ፡ ቈላ፡ ማደሪያ፡ ይኾን፡ ለራሱ፡ በሠራው፡ መቅደስ፡ ቀበሩት፥ ላቲኖስም፡ በፋንታ፡ ነገሠ።
7 ሙሴ በኩሽ ልጆች ላይ በነገሠ በሀያ ሁለተኛው ዓመት ላቲኖስ በኪቲም ልጆች ላይ አርባ አምስት ዓመት ነገሠ።
፰ እናም ደግሞ ለራሱ ታላቅ እና ታላቅ ግንብ ገነባ፣ እናም በውስጡም እንደ ልማዱ መንግስቱን ለመምራት ለመኖሪያ የሚሆን የሚያምር ቤተ መቅደስ ሰራ።
9 በነገሠም በሦስተኛው ዓመት አስተዋይ ለሆኑት ሰዎቹ ሁሉ አዋጅ አስነገረ፥ ብዙ መርከቦችንም ሠሩለት።
10 ላቲኖስም ጭፍራውን ሁሉ ሰበሰበ፥ በመርከብም መጡ፥ ከአፍሪካ ንጉሥ ከአንጃስ ልጅ አዝድሩባል ጋር ሊዋጉ ወደዚያ ገቡ፥ ወደ አፍሪካም መጡ ከአዝድሩባልና ከሠራዊቱ ጋር ተዋጉ።
11 ላቲኖስም አዝድሩባልን አሸነፈ ላቲኖስም አባቱ ከኪቲም ልጆች ያመጣውን የውሃ ቦይ ከአዝድሩባል ወሰደ የኡዚን ልጅ ያንያን ሚስት ባገባ ጊዜ ላቲኖስ የውኃ ማስተላለፊያውን ድልድይ ገለበጠና ሁሉንም መታ። የአዝድሩባል ጦር ከባድ ድብደባ።
፲፪ እናም የቀሩት የአዝድሩባል ኃያላን ሰዎች እራሳቸውን ጠነከሩ፣ እናም ልባቸው በቅናት ተሞላ፣ እናም ሞትን ፈረዱ፣ እናም እንደገና ከኪቲም ንጉስ ከላቲኖስ ጋር ተዋጉ።
፲፫ እናም ጦርነቱ በሁሉም የአፍሪካ ሰዎች ላይ ከባድ ሆነ፣ እናም ሁሉም በላቲን እና በህዝቡ ፊት ቆስለው ወደቁ፣ እናም አዝድሩባል ንጉስ በዚያ ጦርነት ወደቀ።
14፤ ለንጉሡም፡ አዝድሩባል፡ ኡሽጸዜና፡ የምትባል፡ እጅግ፡ ቆንጆ፡ ሴት፡ ልጅ፡ ነበረችው፤ የአፍሪካም፡ ሰዎች፡ ኹሉ፡ ስለ፡ ውበቷና፡ ስለ ውበትዋ፡ መልክዋን በልብሳቸው፡ አሸለሙ።
15 የላቲኖስም ሰዎች የአዝድሩባልን ልጅ ኡሽፔዜናን አይተው ለንጉሣቸው ላቲኖስ አመሰገኗት።
16 ላቲኖስም ወደ እርሱ ያመጡአት ዘንድ አዘዘ፥ ላቲኖስም ኡሽጾዜናንን ሚስት አደረገው፥ ወደ ኪቲምም ተመለሰ።
፲፯ እናም የአንጌስ ልጅ አዝድሩባል ከሞተ በኋላ ላቲኑስ ከጦርነቱ ወደ አገሩ በተመለሰ ጊዜ የአፍሪካ ነዋሪዎች ሁሉ ተነሥተው የአዝድሩባልን ታናሽ ወንድም የአንጌያስን ልጅ አኒባልን ወስደው አደረጉት። በምትኩ ወንድሙን በአፍሪካ ምድር ሁሉ ላይ ነግሷል።
18፤ በነገሠም፡ ጊዜ፡ የኪቲምን፡ ልጆች፡ ለመውጋት፡ የወንድሙን፡ አዝድሩባልንና፡ የአፍሪካን፡ ነዋሪዎች፡ ጉዳ፡ ይበቀል፡ ዘንድ፡ ወደ ኪቲም፡ ሊሄድ፡ አሰበ፥ እንዲሁም አደረገ።
19 ብዙ መርከቦችንም ሠራ፥ ከሠራዊቱም ሁሉ ጋር ወደ እርስዋ ገባ፥ ወደ ኪቲምም ሄደ።
20 አኒባልም ከኪቲም ልጆች ጋር ተዋጋ፤ የኪቲምም ልጆች በአኒባልና በሠራዊቱ ፊት ቆስለው ወደቁ፤ አኒባልም የወንድሙን ነገር ተበቀለ።
21 አኒባልም ከኪቲም ልጆች ጋር አሥራ ስምንት ዓመት ያህል ተዋጋ፤ አኒባልም በኪቲም ምድር ተቀመጠ፥ በዚያም ብዙ ጊዜ ሰፈረ።
22፤ አኒባልም፡ የኪጢምን፡ ልጆች፡ እጅግ፡ መታ፥ ታላላቆቻቸውንና፡ አለቆቻቸውን፡ ገደለ፤ ከቀረውም፡ ሕዝብ፡ ሰማንያ፡ ሺሕ፡ የሚጠጉ፡ ሰዎች፡ ገደለ።
፳፫ እናም በዘመኑና በዓመታት መጨረሻ፣ አኒባል ወደ አፍሪካ አገሩ ተመለሰ፣ እናም በወንድሙ በአዝድሩባል ቦታ በሰላም ነገሠ።

ምዕራፍ 75

1 በዚያን ጊዜ የእስራኤል ልጆች ወደ ግብፅ በወረዱ በመቶ ሰማንያኛው ዓመት ከዮሴፍ ነገድ ከልጆቹ የሆኑ ከእስራኤል ልጆች ኃያላን ሰዎች ሠላሳ ሺህ እግረኞች ከግብፅ ወጡ። የዮሴፍ ልጅ የኤፍሬም.
2 እግዚአብሔር በጥንት ዘመን ለእስራኤል ልጆች የሰጠው ለአብርሃም የተናገረው ጊዜ ተፈጸመ ብለው ነበርና።
3 እነዚህም ሰዎች ታጠቁ፥ እያንዳንዱም ሰይፉን በጎኑ፥ እያንዳንዱም ጋሻውን በእርሱ ላይ
4 ነገር ግን ለመንገድ ስንቅ አላመጡም ከብርና ከወርቅ በቀር በእጃቸውም እንጀራ እንኳ አላመጡም፤ ከፍልስጥኤማውያን ደሞዛቸውን ለማግኘት አስበው ነበርና፥ ያለዚያም በኃይል ይወስዱ ነበርና። .
፭ እናም እነዚህ ሰዎች እጅግ ኃያላንና ጽኑዓን ሰዎች ነበሩ፤ አንድ ሰው ሺህ ሁለቱን አሥር ሺህ ሊያሳድድ ይችላል፤ ስለዚህም በኃይላቸው ታምነው አብረው ሄዱ።
6 ወደ ጌት ምድርም አቀኑ፤ ወረዱም፥ የጌትንም እረኞች የጌትን ልጆች ከብት ሲጠብቁ አገኙ።
7 እረኞቹንም። ዛሬ እንጀራ አልበላንምና ተርበናልና እንድንበላ ከበጎቹ ደመወዝ ስጡን አሉት።
8 እረኞቹም። ለእናንተ ደመወዝ የምንሰጣቸው በጎች ናቸውን ወይስ ከብቶቻችንን? የኤፍሬምም ልጆች ሊያስገድዱአቸው ቀረቡ።
9 የጌት እረኞችም ጩኸታቸው ከሩቅ ተሰማ ብለው ጮኹባቸው፤ የጌትም ልጆች ሁሉ ወደ እነርሱ ወጡ።
10 የጌትም ልጆች የኤፍሬም ልጆችን ክፉ ሥራ ባዩ ጊዜ ተመልሰው የጌትን ሰዎች ሰበሰቡ፥ እያንዳንዳቸውም ጋሻቸውን ለብሰው ወደ ኤፍሬም ልጆች ወደ ሰልፍ ወጡ።
11 ከእነርሱም ጋር በጌት ሸለቆ ተጋጠሙ፥ ሰልፉም ጸንቶ ነበር፥ በዚያም ቀን እርስ በርሳቸው ብዙዎችን መቱ።
12 በሁለተኛውም ቀን የጌት ልጆች ይረዷቸው ዘንድ ወደ ፍልስጥኤማውያን ከተሞች ሁሉ።

13 ከብቶቻችንን ይወስዱ ዘንድ ከግብፅም የወጡትን የኤፍሬምንም ልጆች በከንቱ እንወጋን ዘንድ ወደ እኛ ውጡእርዳን።

14፤ የኤፍሬምም፡ ልጆች፡ ነፍሳቸው፡ ከራብና፡ በጥማት፡ ደከመ፥ ለሦስት፡ ቀንም፡ እንጀራ፡ አልበላምና። ከፍልስጥኤማውያንም ከተሞች የጌትን ሰዎች ለመርዳት አርባ ሺህ ሰዎች ወጡ።

15 እነዚህም ሰዎች ከኤፍሬም ልጆች ጋር ተዋጉ፤ እግዚአብሔርም የኤፍሬምን ልጆች በፍልስጥኤማውያን እጅ አሳልፎ ሰጣቸው።

16፤ የኤፍሬምንም፡ ልጆች፡ ኹሉ፥ ከግብጽም፡ የወጡትን፡ ኹሉ፡ መታቸው፤ ከእርሱም፡ ጋራ፡ ከሸሹ፡ ከዐሥር፡ ሰዎች፡ በቀር፡ ማንም፡ አልቀረም።

17 በኤፍሬም ልጆች ላይ ይህ ክፉ ነገር ከእግዚአብሔር ዘንድ ሆነ፤ ከግብፅ በወጡ ጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል ተላልፈዋልና፥ እግዚአብሔር በጥንት ዘመን ለእስራኤል የሾመውጊዜ ሳይደርስ።

18 ከፍልስጥኤማውያንም ብዙ ሀያ ሺህ የሚያህሉ ሰዎች ወደቁ፤ ወንድሞቻቸውም ተሸክመውበከተሞቻቸውቀበሩአቸው።

19፤ የኤፍሬምም፡ ልጆች፡ የተገደሉት፡ በጌት፡ ሸለቆ፡ ብዙ፡ ቀንና፡ ዓመታት፡ ተተው፡ ተቀመጡ፥ ወደ፡ መቀብርም፡ አልቀረቡም፡ ሸለቆውም፡ በሰዎች፡ አጥንት፡ ሞላ።

20 ከሰልፉም ያመለጡት ሰዎች ወደ ግብፅ መጡ፥ የደረሰባቸውንም ሁሉ ለእስራኤል ልጆች ሁሉ ነገሩአቸው።

21 አባታቸው ኤፍሬምም ብዙ ቀን አለቀሰባቸው፥ ወንድሞቹምሊያጽናኑት መጡ።

22 ወደ ሚስቱም መጣ፥ ወንድ ልጅም ወለደች፥ ስሟም ቤርያ ብሎ ጠራው፥ እርስዋም በቤቱ ውስጥ ታናሽ ነበረች።

ምዕራፍ 76

1፤ የእንበረምም፡ ልጅ፡ ሙሴ፡ በዚያ፡ ጊዜ፡ በኩሽ፡ ምድር፡ ላይ፡ ነግሠ፡ ነበር፥ በመንግሥቱም፡ ይከናወን፡ ነበር፥ የኩሽንም ልጆች፡ በጽድቅ፡ በጽድቅና፡ በቅንነት፡ አስተዳደር፡ አደረገ።

2 የኩሽም ልጆች ሁሉ ሙሴን በነገሠባቸው ወራት ሁሉ ወደዱት፤ በኩሽም ምድር የሚኖሩ ሁሉ እጅግ ፈሩት።

3 ሙሴም በኩሽ በነገሠ በአርባኛው ዓመት ሙሴ በንግሥና ዙፋን ላይ ተቀምጦ ሳለ ንግሥቲቱ አዶንያስ በፊቱ ነበረች፥ መኳንንቱም ሁሉ በዙሪያውተቀምጠውነበር።

4 ንግሥቲቱም አዶንያስ በንጉሡና በአለቆቹ ፊት።

5 ይህ ሰውበኩሽ ላይ አርባ ዓመት እንደ ነገሠ ወደ እኔ እንዳልቀረበ፥ የኩሽንም ልጆች አማልክት እንዳላመለከተ ታውቃላችሁ።

6፤ አሁንም፥ እናንተ የኩሽ ልጆች ሆይ፥ ስሙ፥ ከሥጋችንም እንዳልሆነ ይህ ሰው ከእንግዲህ ወዲህ አይንገሥባችሁ።

7፤ እንሆ፡ ልጄ፡ ሜናክሩስ፡ አደገ፥ በእናንተም፡ ይንገሥ፤ ለግብጽ፡ ንጉሥ፡ ንጉሥ፡ ባሪያ፡ መጻተኛ፡ ከምትገዛ፡ ለጌታኽ፡ ልጅ፡ ብትገዛ፡ ይሻልሃልና።

8 የኩሽም ልጆች ሕዝብና መኳንንት ንግሥቲቱ አዶንያስ በጆሮአቸው የተናገረችውን ቃል ሰሙ።

9፤ ሕዝቡም፡ ኹሉ፡ እስከ፡ ማታ፡ ድረስ፡ ተዘጋጁ፥ ማለዳም፡ ተነሥተው፡ የቂቅያኖስን፡ ልጅ፡ ምናክሩስን፡ አነገሡባቸው።

10 የኩሽም ልጆች ሁሉ እጃቸውን በሙሴ ላይ ይዘረጋ ዘንድ ፈሩ፣ እግዚአብሔር ከሙሴ ጋር ነበርና፣ እናም የኩሽ ልጆች ለሙሴ የማሉለትን መሐላ አሰቡ፣ ስለዚህም በእርሱ ላይ ምንምጉዳት አላደረሱም።

11 የኩሽም ልጆች ለሙሴ ብዙ ስጦታ ሰጡት፥ ከእነርሱምበታላቅ ክብር ሰደዱት።

12፤ ሙሴምከኩሽ ምድር ወጣ፥ ወደ ቤቱምሄደ፥ በኩሽም ላይ መንግሥን ተወ፤ ሙሴም ከኩሽ በወጣ ጊዜ የስድሳ ስድስት ዓመት ጉልማሳ ነበረ፥ ነገሩ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስለ ነበረ፥ ለዘመኑ። እስራኤልን ከካም ልጆች መከራ ያወጣ ዘንድ ያዘዘው በቀድሞ ዘመን ደርሶ ነበር።

13 ሙሴምከፈርዖን የተነሣ ወደ ግብፅ ይመለስ ዘንድ ፈርቶ ነበርና ወደ ምድያምሄደ፤ ሄደም በምድያምበውኃ ጉድጓድ አጠገብ ተቀመጠ።

14 ሰባቱ የምድያማዊውም የራጉኤል ሴቶች ልጆች የአባታቸውን በጎች ሊጠብቁ ወጡ።

15 ወደ ጉድጓዱም መጥተው የአባታቸውን በጎች ያጠጡዘንድ ውኃ ቀዱ።

16 የምድያም እረኞችም መጥተው አሳደዱአቸው፤ ሙሴም ተነሥቶ ረዳቸው በጎቹንምአጠጣ።

17 ወደ አባታቸው ወደ ራጉኤልም መጡ፥ ሙሴም ያደረገውን ነገሩት።

18 እነርሱም፡ — አንድ ግብፃዊ ሰውከእረኞች እጅ አዳነን፥ ውኃም ቀዳልን በጎቹንምአጠጣ አሉ።

19 ራጉኤልምሴቶች ልጆቹን። እርሱ ወዴት ነው? ሰውየውን ለምን ተውከው?

20 ራጉኤልም ልኮ አስመጣው፥ ወደ ቤቱም አመጣው፥ ከእርሱምጋር እንጀራ በላ።

21 ሙሴም ከግብፅ እንደ ኰበለለ በኩሽም ላይ አርባ ዓመት እንደ ነገሠ ለራጉኤልም ነገረው፤ ከዚህም በኋላ መንግሥትን ከእርሱ ወስደውበክብርና በስጦታ ሰደዱት።

22 ራጉኤልም የሙሴን ቃል በሰማ ጊዜ ራጉኤል በልቡ፡ — ይህን ሰው ወደ ወኅኒ ቤት አስገባዋለሁ፥ ከእነርሱምሸሽቷልና የኩሽን ልጆች አስታርቅ አለ።

23 ወስደውም ወደ ወኅኒ ቤት አስገቡት፤ ሙሴም አሥር ዓመት ታስሮ ነበር፤ ሙሴምበግዞት ቤት ሳለ የራጉኤል ልጅ ሲፖራ አዘነችለት፤ ሁልጊዜምበእንጀራና በውኃ ትረዳውነበር።

24፤ የእስራኤልም፡ ልጆች፡ ኹሉ፡ በግብጽ፡ ምድር፡ በሥራ፡ ኹሉ፡ ለግብጽ፡ ያገለግሉ፡ ነበር፤ በዚያም፡ ጊዜ፡ የግብጽ፡ እጅ፡ በእስራኤል፡ ልጆች፡ ላይ፡ ጸናች።

25፤ በዚያን፡ ጊዜ፡ እግዚአብሔር፡ የግብጽን፡ ንጉሥ፡ ፈርዖንን፡ መታው፥ በለምጽም፡ ደዌ፡ ከእግሩ ጫማ፡ እስከ፡ ራሱ፡ አክሊል፡ ድረስ፡ አሠቃየ። በእስራኤል ልጆች ላይ በደረሰው ጭካኔ ይህ በዚያን ጊዜ ከእግዚአብሔር ዘንድ መቅሠፍት በግብፅ ንጉሥበፈርዖን ላይ ሆነ።

26 እግዚአብሔርም የሕዝቡን የእስራኤልን ልጆች ጸሎት ሰምቶ ነበርና፥ ስለ ድካማቸውም ጩኸታቸው ወደ እርሱ ደረሰ።

27፤ ቍጣው፡ ከእነርሱ፡ አልተመለሰም፤ የፈርዖን፡ እጅም፡ በእስራኤል፡ ልጆች፡ ላይ፡ ተዘረጋች፥ ፈርዖንም፡ አንገቱን፡ በእግዚአብሔር፡ ፊት፡ አደነደነ፥ በእስራኤልም፡ ልጆች፡ ላይ፡ ቀንበሩን፡ አበዛ፥ ሕይወታቸውንም፡ አበሳጩ። ሁሉንም ዓይነት ጠንክሮ መሥራት።

28፤ እግዚአብሔርም፡ በግብጽ፡ ንጉሥ፡ በፈርዖን፡ ላይ፡ መቅሠፍቱን፡ ባወረደበት፡ ጊዜ፡ እርሱን፡ ይፈውሱ፡ ዘንድ፡ ጥበበኞችንና፡ ጠንቋዮችን፡ ለመናቸው።

29 ጠቢባኑና አስማተኞቹም። የሕፃናት ደም በቁስሉ ውስጥ ቢገባ ይፈወሳል አሉት።

30 ፈርዖንም ሰማአቸው፥ ልጆቻቸውንም ይወስዱ ዘንድ አገልጋዮቹን ወደ ጌሤም ልጆች ላከ።

31 የፈርዖንም አገልጋዮች ሄደው የእስራኤልን ልጆች ሕፃናት ከእናቶቻቸው እቅፍ አስገድደው ወሰዱአቸው፥ በየቀኑም ሕፃን ሆነው ወደ ፈርዖን ያመጡአቸው ነበር፤ ባለመድኃኒቶችም ገደሉአቸው፥ በመቅሠፍቱም ወሰዱአቸው። ቀኑን ሁሉ እንዲሁ አደረጉ።

32 ፈርዖንም የገደላቸው የልጆቹ ቍጥር ሦስት መቶ ሰባ አምስት ነበሩ።

33፤ እግዚአብሔር፡ ግን፡ የግብጽን፡ ንጉሥ፡ ባለመድኃኒቶች፡ አልሰማም፤ መቅሠፍቱም፡ እጅግ፡ ጨመረ።

34 ፈርዖንም በዚያ መቅሠፍት ዐሥር ዓመት ተሠቃየ፤ የፈርዖንም ልብ በእስራኤል ልጆች ላይ ደነደነ።

35፤ ከአሥር፡ ዓመትም፡ በኋላ፡ እግዚአብሔር፡ ፈርዖንንን፡ በአውዳሚ፡ መቅሠፍት፡ አሠቃየው።

36፤ እግዚአብሔርም፡ በክፉ፡ እጢና፡ በሆዱ፡ ደዌ፡ መታው፥ ደዌውም ወደ ጽኑ ቍስል ተለወጠ።

37 በዚያን ጊዜም የፈርዖን ሁለቱ አገልጋዮች የእስራኤል ልጆች ሁሉ ካሉበት ከጌሤም ምድር መጥተው ወደ ፈርዖን ቤት ሄደው እንዲህ አሉት፡ — የእስራኤል ልጆች ከሥራቸው ሲዘገዩ ከሥራቸውም ቸልተኞች ሆነው አይተናል። የጉልበት ሥራ.

38 ፈርዖንም የአገልጋዮቹን ቃል በሰማ ጊዜ በእስራኤል ልጆች ላይ እጅግ ተቈጣ፥ በሰውነቱም ሥቃይ እጅግ አዘነ።

39፤ ርሱም፡ መልሰ፡ መልሰ፡ እንዲህ፡ አለ፡- አሁን፡ የእስራኤል፡ ልጆች፡ እንደ፡ ታመምኹ፡ በወቁ፡ ዘንድ፡ ተመልሰው፡ ይሳለቁብብብናል፡ እንግዲህ፡ ሠረገላዬን፡ አታጠቁኝ፥ ወደ፡ ጎሤም፡ እያለጋለኹ፥ የሕዝቡንም፡ ልጆች፡ ስቀኝ፡ አያለሁ። የሚሳለቁብኝ እስራኤል; ባሪያዎቹም ሠረገላውን አዘጋጁለት።

40 ከራሱም ሊቀመጥ አልቻለምና ይዘው በፈረስ አስቀመጡት።

41፤ ከእርሱም ጋር አሥር ፈረሰኞችንና አሥር እግረኞችን ወሰደ፥ ወደ እስራኤልም ልጆች ወደ ጎሤም ሄደ።

42፤ ወደ ግብፅም ዳርቻ በመጡ ጊዜ የንጉሡ ፈረስ በወይኑ ቦታ ጉድጓድ ውስጥ ከፍ ባለች በጠባብ ስፍራ አለፈ፤ በሁለቱም በኩል በተመሸገ፥ ዝቅተኛውም ሜዳ በሌላ በኩል ነበረ።

43 ፈረሶቹም በዚያ ስፍራ ፈጥነው ሮጡ፥ እርስበርሳቸውም ተጫኑ፥ የቀሩትም ፈረሶች የንጉሡን ፈረስ ጫኑ።

44 ንጉሡም በላዩ ተቀምጦ ሳለ የንጉሡ ፈረስ በቆላማው ሜዳ ላይ ወደቀ፤ በወደቀም ጊዜ ሠረገላው የንጉሡን ፊት ገለበጠ፤ ፈረሱም በንጉሡ ላይ ተኛ፤ ንጉሡም ጮኸ፤ ሥጋው እጅግ ከብዶ ነበር።

45፤ የንጉሡም፡ ሥጋ፡ ከእርሱ፡ ተቀደደ፥ አጥንቱም ተሰበረ፥ መጋለብም አቃተው፤ ይህ ነገር ከእግዚአብሔር ዘንድ ነበረና፥ እግዚአብሔርም የሕዝቡን የእስራኤልን ልጆች ጩኸትና መከራቸውን ሰምቶ ነበርና.

46፤ ባሪያዎቹም ጥቂት ጊዜ በትከሻቸው ተሸከሙት፥ ወደ ግብፅም መለሱት፥ ከእርሱም ጋር የነበሩት ፈረሰኞች ደግሞ ወደ ግብፅ ተመለሱ።

47፤ በአልጋውም ላይ አስቀመጡት፥ ንጉሡም ፍጻሜው እንደ ቀረበ አወቀ፥ ንግሥቲቱም አፓራኒት መጥታ በንጉሡ ፊት ጮኸች፥ ንጉሡም ከእርስዋ ጋር ታላቅ ልቅሶ አለቀሰች።

48፤ በዚያም፡ ቀን፡ መኳንንቱና፡ ሎሌዎቹ፡ ኹሉ፡ መጥተው፡ ንጉሡን፡ በዚያ፡ መከራ፡ አዩት፥ ከርሱም፡ ጋራ፡ ታላቅ፡ ልቅሶ፡ አለቀሱ።

49፤ የንጉሡም፡ አለቃዎች፡ አማካሪዎቹም፡ ኹሉ፡ ከልጆቹ፡ የሚመርጠውን፡ በምድሩ፡ ላይ፡ ያነግሥ፡ ያነግሥ፡ ዘንድ፡ ንጉሡን፡ መከሩት።

50፤ ለንጉሡም፡ ከንጉሡ፡ ቁባቶች፡ ልጆች፡ ሌላ፡ ሚስቱ፡ ለአፓራኒት፡ የወለደችለት፡ ሦስት፡ ወንዶችና፡ ኹለት፡ ሴቶች፡ ልጆች፡ ነበሩት።

፶፩ እናም ስማቸው ይህ ነበር፣ በኵሩ ኦትሪ፣ ሁለተኛው አዲካም፣ እና ሦስተኛው ሞሪዮን፣ እና እህቶቻቸው፣ የታላቂቱ ባቲያ እና የሌላኛው አኩዚ ስም።

52 የንጉሥም በኵር ኦትሪ ደደብ ነበረ፥ በቃሉም የቸኮለ ነበር።

53 አዲቃም ግን ብልህና ጠቢብ ሰው ነበረ፥ የግብፅንም ጥበብ ሁሉ የሚያውቅ፥ ነገር ግን ጠማማ፥ ሥጋው ወፍራም፥ ቁመቱም አጭር ነበረ። ቁመቱ አንድ ክንድ ነበር።

54 ንጉሱም ልጁን አዲቃምን በሁሉም ነገር አስተዋይ እና ጥበበኛ መሆኑን ባየው ጊዜ ንጉሱ ከሞተ በኋላ በእርሱ ምትክ ንጉሥ እንዲሆን አሰበ።

55፤ የአቢሎትን፡ ልጅ፡ ጌዱዳን፡ ሚስት፡ አገባ፥ የዐሥር፡ ዓመት፡ ጕልማሳ፡ ነበረ፥ አራት፡ ወንድ፡ ልጆችንም ወለደችለት።

56 ከዚያም ሄዶ ሦስት ሚስቶች አገባ ስምንት ወንዶችና ሦስት ሴቶች ልጆችን ወለደ።

57፤ ሁከትም በንጉሡ ላይ በረታ፥ ሥጋውም በበጋ ወራት በፀሐይ ሙቀት ጊዜ በእርሻ ላይ እንደተጣለ የሬሳ ሥጋ ሸተተ።

58 ንጉሡም ደዌው በእርሱ ላይ እንደ በረታ ባየ ጊዜ ልጁን አዲቃምን ወደ እርሱ እንዲያመጡት አዘዘ፥ በእርሱም ፋንታ በምድር ላይ አነገሡት።

59፤ ከሦስት፡ ዓመትም፡ በኋላ፡ ንጉሡ፡ በኍፍረት፡ በውርደት፡ በመጸጸት፡ ሞተ፥ ባሪያዎቹም፡ አሸክመው፡ በግብጽ፡ ነገሥታት፡ መቃብር፡ በጾአን ምጽራይም፡ ቀበሩት።
60 ነገር ግን በነገሥታቱ ዘንድ እንደ ልማዱ አላሸከሙትም፤ ሥጋው ፈርሶ ነበርና፥ ከመዓቱም የተነሣ ሽቱ ሊያደርጉት ሊቀርቡት አልቻሉም፥ ፈጥነውም ቀበሩት።
61፤ እግዚአብሔር፡ በዘመኑ፡ በእስራኤል፡ ላይ፡
ስላደረገው፡ ክፉ፡ ክፉ፡ ክፉ፡ መለሰለትና፥ ይህ፡ ክፉ፡ ከእግዚአብሔር፡ ዘንድ፡ ላይ፡ ኾነበት።
62 በድንጋጤና በኍፍረት ሞተ፥ ልጁም አዲቃም በእርሱ ፋንታ ነገሠ።

ምዕራፍ 77

1 አዲካም በግብፅ ላይ በነገሠ ጊዜ የሀያ ዓመት ጉልማሳ ነበረ፥ አራት ዓመትም ነገሠ።
2 እስራኤል ወደ ግብፅ በወረደ በሁለት መቶ ስድስተኛው ዓመት አዲካም በግብፅ ላይ ነገሠ፤ አባቶቹም በነገሡበት ጊዜ ብዙ ጊዜ በግብፅ ላይ ነገሠ።
3 አባቱ ሜሎል በግብፅ ዘጠና አራት ዓመት ነገሠ፤ በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ነበርና አሥር ዓመት ታሞ ሞተ።
4፤ ግብጻውያንም፡ ኹሉ፡ በግብጽ፡ ይያደርጉ፡ ዘንድ፡ እንደ፡ ነበሩ፡ የአባቶቹ፡ ስም፡ የአዲቃምን፡ ስም፡ ፈርዖን፡ ብሎ፡ ሰየሙት።
፭ የፈርዖንም ጠቢባን ሁሉ አዲካም አሑዝ ብለው ጠሩት፣ በአጭሩ በግብፅ ቋንቋ አሁዝ ይባላሉ።
፮ እናም አዲካም እጅግ በጣም አስቀያሚ ነበር፣ እናም አንድ ክንድ እና ስንዝር ነበረ እና እስከ እግሩ ጫማ ድረስ የሚደርስ ትልቅ ጢም ነበረው።
7 ፈርዖንም በግብፅ ላይ ይነግሥ ዘንድ በአባቱ ዙፋን ላይ ተቀመጠ፤ የግብፅንም መንግሥት በጥበቡ መራ።
፰ እናም በነገሠ ጊዜ ከአባቱና ከቀደሙት ነገሥታት ሁሉ በክፋት ይል ነበር፣ ቀንበሩንም በእስራኤል ልጆች ላይ ጨመረ።
9 ከባሪያዎቹም ጋር ወደ እስራኤል ልጆች ወደ ጌሤም ሄደ፥ ድካሙንም አበረታባቸው፥ እንዲህም አላቸው፡ — የዕለት ተዕለት ሥራችሁን ፈጽማችሁ እጆቻችሁን ከሥራችን አታፍኑ። በአባቴ ዘመን አደረግህ።
10 ከእስራኤልም ልጆች መካከል አለቆችን በላያቸው ላይ ሾመ፥ በእነዚህም አለቆች ላይ ከባሪያዎቹ መካከል አስገባሪዎችን ሾመ።
11 እንደዚያም ቍጥር በየቀኑ እንዲያደርጉት አንድ የጡብ መስፈሪያ አኖረባቸው፤ ተመልሰም ወደ ግብፅ ሄደ።
12 በዚያን ጊዜ የፈርዖን ገዢዎች የእስራኤልን ልጆች አለቆች እንደ ፈርዖን ትእዛዝ አዘዙ።
13 ፈርዖን እንዲህ ይላል። ምንም አትቀንስ።
፲፬ እናም እንዲህ ይሆናል በየእለቱ ጡቦችዎ ከጎደላችሁ፣ ልጆቻችሁን በእነሱ ምትክ አደርጋለሁ።
15 የግብፅም አለቆች ፈርዖን እንዳዘዛቸው በዚያ ወራት እንዲሁ አደረጉ።
16፤ የእስራኤልም፡ ልጆች፡ የእለት፡ ጡብ፡ ጐድለት፡ በተገኘበት፡ ጊዜ፡ የፈርዖን፡ አስገባሪዎች፡ ወደ፡ እስራኤል፡ ልጆች፡ ሚስቶች፡ ኼዱ፥ ከእስራኤልም፡ ልጆች፡ ሕጻናት፡ የጎደለውን፡ ጡብ፡ ቍጥር፡ ይወስዱ፡ ነበር።
ከእናታቸው እቅፍ በኃይል ወስዶ በጡብ ፋንታ ሕንፃ ውስጥ ያስቀምጧቸዋል;
፲፯ አባቶቻቸውና እናቶቻቸው በእነሱ ላይ እያለቀሱ እና የሕፃናቶቻቸውን የልቅሶ ድምፅ በሕንፃው ግድግዳ ላይ በሰሙ ጊዜ እያለቀሱ ነበር።
18፤ አለቆቹም በእስራኤል ላይ በረታባቸው፥ እስራኤላውያንም ልጆቻቸውን በግንባታው ውስጥ እንዲያስቀምጡ አደረጉ፤ አንድ ሰው ልጁን በግንቡ ውስጥ አስቀመጠ፥ ጭቃም ጨመረበት፥ ዓይኖቹም አለቀሱለት፥ እንባውም በላዩ ፈሰሰ። ልጁ።
19 የግብፅም አስገባሪዎች በእስራኤል ሕፃናት ላይ ብዙ ቀን እንዲሁ አደረጉ፤ ለእስራኤልም ልጆች ሕፃናት የሚራራላቸው ወይም የሚራራላቸው አልነበረም።
20 በግንቡም ውስጥ የተገደሉት የሕፃናት ሁሉ ቍጥር ሁለት መቶ ሰባ ነበሩ፤ አባቶቻቸው ጎደሎ በነበረበት ጡብ ፋንታ የገነቡአቸውም አንዳንዶቹ ከሕንጻው ውስጥ ሞተው አውጥተው አውጥተው ነበር።
21፤ በአዲቃምም፡ ዘመን፡ በእስራኤል፡ ልጆች፡ ላይ፡ የሠሩት፡ ድካም፡ በአባቱ፡ ዘመን፡ ያደርጉት፡ ከነበረው፡ ችግር፡ አበዛ።
22፤ የእስራኤልም፡ ልጆች፡ ስለ፡ ከባድ፡ ሥራቸው፡ ቀን፡ ቀን፡ ያለቅሱ
ነበር፥ ለራሳቸውም፡ እንዲህ፡ ነበርና፥ እንሆ፡ ፈርዖን፡ በሞተ፡ ጊዜ፡ ልጁ፡ ተነሥቶ፡ ሥራችንን፡ ያቃልላል።
23 ነገር ግን ከፊተኛው ይልቅ የኋለኛውን ሥራ ጨመሩ፤ የእስራኤልም ልጆች በዚህ አለቀሱ፥ ስለ ድካማቸውም ጩኸታቸው ወደ እግዚአብሔር አረገ።
24 በዚያም ወራት እግዚአብሔር የእስራኤልን ልጆች ድምፅና ጩኸታቸውን ሰማ፤ እግዚአብሔርም ከአብርሃምና ከይስሐቅ ከያዕቆብም ጋር ያደረገውን ቃል ኪዳኑን አሰበ።
25፤ እግዚአብሔርም፡ በዚያ፡ ጊዜ፡ የእስራኤልን፡ ልጆች፡ ሸክማቸውና፡ የከበደውን፡ ሥራቸውን፡ አየ፥ ያድናቸውም፡ አሰበ።
26፤ የእንበረምም፡ ልጅ፡ ሙሴ፡ በዚያን፡ ጊዜ፡ በምድያማዊው፡ በራጉኤል፡ ቤት፡ በጉድጓድ፡ ታሥሮ፡ ነበር፤ የራጉኤልም፡ ልጅ፡ ሲፓራ፡ በየቀኑ፡ በድብቅ፡ ትመግብ፡ ትሰጠው፡ ነበር።
27፤ ሙሴም፡ በራጉኤል፡ ቤት፡ በነበረበት፡ ጉድጓድ ውስጥ፡ ዐሥር፡ ዓመት፡ ታሰረ።
28 በአባቱም ፋንታ ፈርዖን በግብፅ ላይ የነገሠበት የመጀመሪያው ዓመት የሆነው ከአሥር ዓመት በኋላ።
29፤ ሲፓራም፡ አባቷን፡ ራጉኤልን፡ አለች። ከአሥር፡ ዓመት፡ ያሰርኸው፡
ዕብራዊውን፡ ማንም፡ አይጠይቅም
ወይም፡ አይፈልግም።

30 አሁንም በፊትህ መልካም መስሎ እንደ ሆነ እንልክና እንሂድ በሕይወት እንዳለ ወይም እንደ ሞተ እንይ፤ ነገር ግን አባትዋ እንደ ደገፈቸው አላወቀም።

31 አባቷ ራጉኤልም መልሰ።

32 ሲፓራም ለአባቷ መለሰችላት፡ — በእውነት የዕብራውያን አምላክ ታላቅና ታላቅ እንደ ሆነ ሰምተሃል፥ ሁልጊዜም ተአምራትን ያደርግላቸዋል።

33 እርሱም አብርሃምን ከከለዳውያን ዑር፥ ይስሐቅምን ከአባቱ ሰይፍ፥ ያዕቆብንም በያቡቅ መሻገሪያ ከእርሱ ጋር የታገለውን ከእግዚአብሔር መልአክ አዳነ።

34፤ ከዚህም ሰው ጋር ብዙ ነገር አደረገ፥ ከግብፅም ወንዝ ከፈርዖንም ሰይፍ ከኩሽም ልጆች አዳነው፥ እንዲሁ ደግሞ ከራብ ያድነዋል፥ ያድነዋልም።

35 ነገሩም በራጉኤል ፊት መልካም ሆነ፥ እንደ ሴት ልጁም ቃል አደረገ፥ የሙሴንም ነገር ያጣራ ዘንድ ወደ ጉድጓዱ ላከ።

36 አየ፤ እነሆም ሙሴ በጉድጓዱ ተቀምጦ በእግሩ ቆሞ የአባቶቹን አምላክ እያመሰገነ ሲጸልይ ነበር።

37 ራጉኤልም ሙሴን ከጉድጓዱ እንዲያወጡት አዘዘ፥ እነርሱም ተላጩት፥ የእስር ቤቱንም ልብሱን ለውጦ እንጀራ በላ።

38 ከዚያም በኋላ ሙሴ በቤቱ በስተጀርባ ወዳለችው ወደ ራጉኤል አትክልት ገባ፥ በዚያም ተአምራትን ያደረገለት ወደ አምላኩ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ።

39 ሲጸልይም ወደ እርሱ ትይዩ ተመለከተ፣ እነሆም የሰንፔር በትር በአትክልቱ ስፍራ መካከል ተተክሎ በምድር ላይ ተቀምጦ ነበር።

40 ወደ በትሩም ቀረበና አየ፥ እነሆም የሠራዊት ጌታ የእግዚአብሔር ስም በላዩ ተቀርጸበት በበትሩም ላይ ተሠራ።

41 አነበበውም እጁንም ዘርግቶ ከዱር ውስጥ እንደ ዱር ዛፍ ነቀለው ዱላውም በእጁ ነበር።

42 የአምላካችንም ሥራ ሁሉ ሰማይንና ምድርን ሠራዊታቸውንም ሁሉ ባሕሮችንና ወንዞችን ዓሦቻቸውንም ሁሉ ከፈጠረ በኋላ የተደረገበት በትር ነው።

43 እግዚአብሔርም አዳምን ከዔድን ገነት ባወጣው ጊዜ በትሩን በእጁ ያዘና ሄዶ የተገኘባትን ምድር አረሰት።

44 በትሩም ወደ ኖኅ ወርዶ ለዕብራዊው ለአብርሃም እጅ እስኪገባ ድረስ ለሴምና ለዘሩ ተሰጠ።

45 አብርሃምም ያለውን ሁሉ ለልጁ ለይስሐቅ በሰጠው ጊዜ ይህን ደግሞ በትር ሰጠው።

46 ያዕቆብም ወደ ጳዳን አራም በሸሸ ጊዜ በእጁ ወሰደው፥ ወደ አባቱም በተመለሰ ጊዜ ከእርሱ በኋላ አልተወውም።

47 ወደ ግብፅም በወረደ ጊዜ ያዕቆብ ከወንድሙ ከዔሳው በኃይል ወስዶ ነበርና በእጁ ወስዶ ለዮሴፍ ከወንድሞቹ አንድ ድርሻ ሰጠው።

48 ዮሴፍም ከሞተ በኋላ የግብፅ መኳንንት ወደ ዮሴፍ ቤት ገቡ፥ በትሩም በምድያማዊው በራጉኤል እጅ ገባ፥ ከግብፅም በወጣ ጊዜ በእጁ ወስዶ በእጁ ተከለ። የአትክልት ቦታ.

49 የኪናውያንም ኃያላን ሁሉ ሴት ልጁን ሲፓራን ሊወስዱት በሞከሩ ጊዜ ሊነጠቁ ሞከሩ፥ አልተሳካላቸውም።

50 በትሩም መብት ያለው መጥቶ እስኪያዘው ድረስ በራጉኤል አትክልት ተተክሎ ቀረ።

51 ራጉኤልም በሙሴ እጅ ያለውን በትር ባየ ጊዜ ተደነቀ፥ ልጁንም ሲፓራን ሚስት ትሆነው ዘንድ ሰጠው።

ምዕራፍ 78

1 በዚያን ጊዜ የኤዶም ንጉሥ የዓክቦር ልጅ በኣልከናን ሞተ፥ በኤዶምም ምድር በቤቱ ተቀበረ።

2፤ ከሞተም፡ በኋላ፡ የዔሳው፡ ልጆች፡ ወደ ኤዶምያስ፡ ምድር፡ ላኩ፥ በኤዶምያስም የነበረውን፡ ሃዳድ፡ የሚባልን፡ ሰው፡ ወሰዱ፥ በአልቻናንም፡ ፋንታ፡ ንጉሣቸው፡ አነገሡ።

3 ሃዳድም በኤዶምያስ ልጆች ላይ አርባ ስምንት ዓመት ነገሠ።

4 በነገሠም ጊዜ የሞዓብን ልጆች ሊዋጋ፥ እንደ ቀድሞውም በዔሳው ልጆች እጅ ያስገዛቸው ዘንድ አሰበ፤ የሞዓብም ልጆች ይህን ነገር ሰምተው ተነሡ፥ አልቻለምም። ከወንድሞቻቸውም በላያቸው ንጉሥ ሊመርጡ ቸኮሉ።

5፤ ከዚያም፡ ብዙ፡ ሕዝብ፡ ሰበሰቡ፥ ከኤዶምያስም፡ ንጉሥ፡ ከሃዳድ፡ ጋራ፡ ይወጉ፡ ዘንድ፡ ወደ፡ ወንድሞቻቸው፡ ወደ፡ አሞን፡ ልጆች፡ ረድኤት፡ ላኩ።

6 ሃዳድም የሞዓብ ልጆች ያደረጉትን ሰምቶ እጅግ ፈራአቸው፥ ከመዋጋትም ተወ።

7 በዚያም ወራት በምድያም የነበረው የእንበረም ልጅ ሙሴ የምድያማዊውን የራጉኤልን ልጅ ሲፓራን አገባ።

8፤ ሲፓራም፡ በያዕቆብ፡ ሴቶች፡ ልጆች፡ መንገድ፡ ኼዳለች፤ ከሣራና፡ ከርብቃ፡ ከራሔልና፡ ከልያ፡ ጽድቅ፡ ምንም፡ አልነበረባትም።

9 ሲፓራም ፀነሰች ወንድ ልጅንም ወለደች ስሙም ጌርሳም ብሎ ጠራው፤ በባዕድ አገር ስደተኛ ነበርሁ፤ ነገር ግን እንደ አማቱ በራጉኤል ትእዛዝ ሸለፈቱን አልገረዘም።

10 ደግሞም ፀነሰች ወንድ ልጅንም ወለደች፥ ሸለፈቱን ግን ገረዘ፥ ስሙም ኤሊዔዘር ብላ ጠራችው፤ ሙሴም፡- የአባቶቼ አምላክ ረዳቴ ነው፥ ከፈርዖንም ሰይፍ አዳነኝ ብሎአልና።

11 የግብፅም ንጉሥ ፈርዖን በዚያ ወራት የእስራኤልን ልጆች ሥራ እጅግ አበዛ፥ ቀንበሩንም በእስራኤል ልጆች ላይ አክብዶ ነበር።

12፤ በግብጽም፡ አዋጅ፡ እንዲኾን፡ አዘዘ፡ እንዲህ፡ ብሎ፡ ለሕዝቡ፡ ጭድ፡ ዳግመኛ፡ አትስጡ፡ ይኼዱና፡ ገለባ፡ ያገኙትን፡ ይሰብስቡ።

13፤ የሚሠሩትንም የጡብ ቍጥር በየቀኑ ይስጡት፥ ከእነርሱም አንዳች አታጉድሉ፥ በሥራቸውም ሥራ ፈት ናቸውና።

14፤ የእስራኤልም፡ ልጆች፡ ይህን፡ ሰምተው፡ አዘኑ፡ አዘኑም፡ ስለ ነፍሳቸውም መራራ፡ ወደ እግዚአብሔር፡ ጮኹ።

15፤ እግዚአብሔርም፡ የእስራኤልን፡ ልጆች፡ ጩኸት፡ ሰማ፥ ግብጻውያንም፡ ያደረጉባቸውን፡ ግፍ፡ አየ።
16፤ እግዚአብሔርም፡ በሕዝቡና፡ በርስቱ፡ ቀና፥ ድምፃቸውንም፡ ሰማ፥ ከግብፅም መከራ፡ ያወጣቸው፥ የከነዓንንም፡ ምድር፡ ርስት፡ ይሰጣቸው፡ ዘንድ፡ አሰበ።

ምዕራፍ 79

1 በዚያም ወራት ሙሴ ከሲን ምድረ በዳ ማዶ የምድያማዊውን አማቱን የራጉኤልን በጎች ይጠብቅ ነበር፤ ከአማቱም የወሰደው በትር በእጁ ነበረ።
2 አንድ ቀንም እንዲህ ሆነ የፍየል ጠቦት ከመንጋው ጠፋ፥ ሙሴም አሳደደው፥ ወደ እግዚአብሔርም ተራራ ወደ ኮሬብ ደረሰ።
3 ወደ ኮሬብም በመጣ ጊዜ እግዚአብሔር በዚያ በቍጥቋጦው ውስጥ ተገለጠለት፤ ቁጥቋጦውም በእሳት ሲቃጠል አገኘው፤ እሳቱ ግን ቁጥቋጦውን ሊበላው ሥልጣን አልነበረውም።
4 ሙሴም በዚህ እይታ እጅግ ተገረመ፣ ስለዚህም ቁጥቋጦው አልጠፋም ነበር፣ እናም ይህን ታላቅ ነገር ለማየት ቀረበ፣ እናም እግዚአብሔር ሙሴን ከእሳቱ ውስጥ ጠርቶ ወደ ግብፅ እንዲወርድ ወደ ግብፅ ንጉሥ ፈርዖን ዘንድ አዘዘው። ፤ የእስራኤልን ልጆች ከአገልግሎቱ ያባርር ዘንድ።
5 እግዚአብሔርም ሙሴን አለው፡ — ነፍስህን የሚፈልጉ ሰዎች ሁሉ ሞተዋልና ሂድ፥ ወደ ግብፅ ተመለስ፥ የእስራኤልንም ልጆች ከአገሩ እንዲያወጣ ፈርዖን ንገረው።
6 እግዚአብሔርም እንደ ላከው ያምኑ ዘንድ በፈርዖንና በገዥዎቹ ዓይን ፊት በግብፅ ተአምራትንና ድንቅን ያደርግ ዘንድ አሳየው።
7 ሙሴም እግዚአብሔር ያዘዘውን ሁሉ ሰማ፥ ወደ አማቱም ተመልሶ ነገሩን ነገረው፤ ራጉኤልም፡- በደኅና ሂድ አለው።
8 ሙሴም ወደ ግብፅ ይሄድ ዘንድ ተነሣ፥ ሚስቱንና ልጆቹንም ከእርሱ ጋር ወሰደ፥ በመንገድም በእልፍኝ ውስጥ ነበረ፥ የእግዚአብሔርም መልአክ ወርዶ በእርሱ ላይ ምክንያት ፈለገ።
9 አልገረዘውም ነበርና፥ እግዚአብሔርም ከአብርሃም ጋር ያደረገውን ቃል ኪዳን አፍርሶአልና ስለ በኵሩ ልጁ ሊገድለው ወደደ።
10 ሙሴ የአማቱን ቃል ሰምቶ ነበርና፤ የበኵር ልጁን አይገርዝም፤ ስለዚህም አልገረዘውም።
11 ሲፓራም የእግዚአብሔርን መልአክ በሙሴ ላይ ክስ ሲፈልግ አየች፤ እርስዋም ይህ የሆነው ልጅዋን ጌርሳምን ስላልገረዘ እንደሆነ አወቀች።
12 ሲፓራም ፈጥና በዚያ ካሉት የተሳሉ ድንጋዮች ወሰደች፥ ልጇንም ገረዘች፥ ባልዋንና ልጇንም ከእግዚአብሔር መልአክ እጅ አዳነች።
13 በዚያም ቀን የሙሴ ወንድም የእንበረም ልጅ አሮን በግብፅ በወንዙ ዳር ይሄድ ነበር።
14፤ እግዚአብሔርም፡ በዚያ፡ ስፍራ፡ ተገለጠለት፥ እንዲህም፡ አለው፡- ወደ፡ ሙሴ፡ በምድረ፡ በዳ፡ ሂድ፥ ኼዶም፡ በእግዚአብሔር፡ ተራራ፡ ላይ፡ ተገናኘው፥ ሳመውም።
15 አሮንም ዓይኑን አነሣ፥ የሙሴንም ሚስት ሲፓራን የልጆችዋንም ሚስት አየ፥ ሙሴንም፡- እነዚህ ለአንተ እነማን ናቸው?
16 ሙሴም አለው። እግዚአብሔር በምድያም የሰጠኝ ሚስቴና ልጆቼ ናቸው፤ ፤ ነገሩም በሴቲቱና በልጆችዋ ምክንያት አሮንን አዘነ።
17 አሮንም ሙሴን አለው፡ — ሴቲቱንና ልጆችዋን ወደ አባቷ ቤት እንዲሄዱ አሰናብት፤ ሙሴም የአሮንን ቃል ሰምቶ እንዲሁ አደረገ።
18 ሲፓራም ከልጆችዋ ጋር ተመለሰች፥ ወደ ራጉኤልም ቤት ሄዱ፥ እግዚአብሔርም ሕዝቡን የጐበኘበት ጊዜ እስኪደርስ ድረስ በዚያ ተቀመጡ፥ ከፈርዖንም እጅ ከግብፅ አወጣቸው።
19 ሙሴና አሮንም ወደ እስራኤል ልጆች ማኅበር ወደ ግብፅ መጡ፥ የእግዚአብሔርንም ቃል ሁሉ ተናገሩአቸው፤ ሕዝቡም እጅግ ታላቅ ደስታ አላቸው።
20 ሙሴና አሮንም በማግስቱ በማለዳ ተነሡ፥ ወደ ፈርዖንም ቤት ሄዱ፥ የእግዚአብሔርንም በትር በእጃቸው ያዙ።
21 ወደ ንጉሡም ደጃፍ በመጡ ጊዜ ሁለት አንበሶች ግልገሎች በዚያ በብረት ዕቃ ታስረው ነበር፤ ንጉሡም ይመጡ ዘንድ ካዘዘው በቀር ከፊታቸው የሚወጣ ወይም የሚገባ አልነበረም፤ አጋሮቹም መጥተው አንበሶቹን በወሰዱ ጊዜ። ንጉሣቸው ዘንድ አመጣቸው።
22፤ ሙሴም፡ ፈጥኖ፡ በትሩን፡ በአንበሶች፡ ላይ፡ አነሣ፥ ፈታአቸውም፥ ሙሴና፡ አሮንም፡ ወደ፡ ንጉሡ፡ ቤት፡ ገቡ።
23፤ አንበሶችም በደስታ አብረዋቸው መጡ፥ ተከተሏቸውም፥ ውሻም ከእርሻ በመጣ ጊዜ በጌታው እንደሚደሰት ሐሤት አደረጉ።
24፤ ፈርዖንም፡ ይህን፡ ነገር፡ ባየ፡ ጊዜ፡ ደነገጠ፥ ከነገሩም፡ የተነሣ፡ ፈራ፥ መልካቸውም፡ እንደ፡ እግዚአብሔር፡ ልጆች፡ መምሰል፡ ነበርና።
25 ፈርዖንም ሙሴን። የዕብራውያን አምላክ እግዚአብሔር። ያገለግሉኝ ዘንድ ሕዝቤን ልቀቅ ብለን ወደ አንተ ልኮናል ብለው መለሱለት።
26 ፈርዖንም ቃላቸውን በሰማ ጊዜ በፊታቸው እጅግ ደነገጠ፥ እንዲህም አላቸው፡ — ዛሬ ሂዱ፥ ነገም ወደ እኔ ተመለሱ፥ እንደ ንጉሡም ቃል አደረጉ።
27 ከሄዱም በኋላ ፈርዖን አስማተኛውን በለዓምን ልጆቹንም ወደ ኢያኔስ ወደ ኢያንበሬስም የንጉሡንም አስማተኞች ሁሉ ጠንቋዮችንም አማካሪዎችንም ላከ፥ ሁሉም መጥተው በንጉሡ ፊት ተቀመጡ።
28 ንጉሡም ሙሴና ወንድሙ አሮን የተናገሩለትን ቃል ሁሉ ነገራቸው፤ አስማተኞቹም ንጉሡን።
29 ንጉሡም አለ፡ — በትራቸውን በአንበሶች ላይ አንሥተው ፈትተው ወደ እኔ በመምጣታቸው፣ ውሻም ጌታውን በመገናኘት እንደሚደሰት አንበሶች ደግሞ ደስ አላቸው።

30 የቢያርም ልጅ ጠንቋዩ በለዓም ለንጉሡ እንዲህ ብሎ መለሰለት።

31፤ አሁንም ልከኝ፥ መጥተውም እንፈትናቸው፥ ንጉሡም እንዲሁ አደረገ።

32 በነጋውም ፈርዖን ሙሴንና አሮንን ወደ ንጉሡ ፊት እንዲመጡ ላከ፤ የእግዚአብሔርንም በትር ይዘው ወደ ንጉሡ መጥተው እንዲህ ብለው ተናገሩት።

33 የዕብራውያን አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፡ — ያገለግሉኝ ዘንድ ሕዝቤን ላክ።

34 ንጉሡም እንዲህ አላቸው።

35 እንግዲህ ስለዚህ ነገር ምልክት ወይም ምልክት ስጡ፥ ከዚያም የምትናገሩት ቃል ይታመናል።

36 አሮንም ፈጥኖ በትሩን ከእጁ በፈርዖንና በባሪያዎቹ ፊት ጣለው፤ በትሩም እባብ ሆነች።

37 ጠንቋዮቹም ይህን አይተው እያንዳንዳቸው በትራቸውን ወደ ምድር ጣሉ እና እባቦች ሆኑ።

38 የአሮንም በትር እባብ ራሱን አንሥቶ የአስማተኞቹን በትር ይውጥ ዘንድ አፉን ከፈተ።

39 አስማተኛው በለዓምም መለሰ።

40 አሁንም እንደ ቀድሞው በበትር መልሱት፣ እኛም ደግሞ በትሮቻችንን እንደ ቀድሞው እንመልሳለን፣ እናም በትርህ በትራችንን ብትውጥ፣ የእግዚአብሔርም መንፈስ በአንተ ውስጥ እንዳለ እናውቃለን፣ ባይሆን አንተ እንደ ራሳችን አርቲፊሻል ነህ።

41፤ አሮንም ፈጥኖ እጁን ዘረጋ የእባቡንም ጅራት ያዘው፥ በእጁም በትር ሆነች፥ ጠንቋዮቹም በበትራቸው እንዲሁ አደረጉ፥ እያንዳንዱም የእባቡን ጅራት ያዘ። እንደ መጀመሪያው ዘንግ ሆኑ።

42 ወደ በትርም በተመለሱ ጊዜ የአሮን በትር በትራቸውን ዋጠቻቸው።

43 ንጉሡም ይህን ነገር ባየ ጊዜ የግብፅን ነገሥታት የታሪክ መዛግብትን ያመጡ ዘንድ አዘዘ የግብፅም ጣዖታት ሁሉ ያለበትን የታሪክ መዛግብትን የግብፅ ነገሥታትን ታሪክ መጽሐፍ አመጡ። የእግዚአብሔርን ስም ለማግኘት አስበው ነበርና ተጽፈውበታል፤ አላገኙትምም።

44 ፈርዖንም ሙሴንና አሮንን አላቸው። እነሆ፥ የአምላካችሁ ስም በዚህ መጽሐፍ ተጽፎ አላገኘሁም፥ ስሙንም አላውቅም።

45 አማካሪዎቹና ጠቢባኑም ለንጉሡ። የዕብራውያን አምላክ የጥበበኞች ልጅ የጥንት ነገሥታት ልጅ እንደ ሆነ ሰምተናል።

46 ፈርዖንም ወደ ሙሴና ወደ አሮን ዘወር ብሎ እንዲህ አላቸው።

47 ንጉሡም መልሰው አሉት፡ — ስሙ የእግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር ነው፥ ከአባቶቻችንም ዘመን ጀምሮ ስሙ በእኛ ላይ ተናገረ፥ ወደ ፈርዖንም ሄደህ፡ — ሕዝቤን ልከኝ፡ ብሎ ልኮናል። ያገለግሉኝ ዘንድ።

48 አሁንም ለሦስት ቀን ያህል በምድረ በዳ እንጓዝ ዘንድ ለእርሱም እንሠዋው ዘንድ ላከን፤ ወደ ግብፅ ከወረድንበት ጊዜ ጀምሮ የሚቃጠለውን መሥዋዕትና የእህል መባ ከእጃችንም አልወሰደምና። መስዋዕት ነው፥ ባትልክንም ቍጣው በአንተ ላይ ይነድዳል፥ ግብጽንም በመቅሠፍት ወይም በሰይፍ ይመታል።

49 ፈርዖንም እንዲህ አላቸው። ሰማይንና ምድርን ባሕሮችንና ዓሦቻቸውን ሁሉ ፈጠረ ብርሃንንም ሠራ ጨለማንም ፈጠረ በምድርም ላይ ዝናብ አዘነበ አጠጣውም ቡቃያና ሣር አበቀለ ፈጠረም አሉት። ሰውና አራዊትም የዱር አራዊትም የሰማይ ወፎችና የባሕር ዓሦች በአፉም ሕያዋን ሆነው ይሞታሉ።

50 በእውነት በእናትህ ማኅፀን ፈጠረህ የሕይወትንም እስትንፋስ በአንተ አኖረ፥ አሳደገህም፥ በግብፅም ዙፋን ላይ አኖረህ እስትንፋስህንና ነፍስህን ከአንተ ወስዶ ወደ ወዴት ምድር ይመልስሃል። ተወስደሃል።

51 የንጉሡም ቍጣ በቃላቸው ተናደደ፥ እንዲህም አላቸው። ከአሕዛብ አማልክት ሁሉ ይህን ሊያደርግ የሚችል ማን ነው? ወንሴ የእኔ ነው፥ ለራሴም ሠራሁት።

52፤ ከእርሱም፡ አሳደዳቸው፥ በእስራኤልም፡ ላይ፡ የነበረው፡ ሥራ፡ ከትላንትናና፡ ከቀድሞው፡ ይልቅ፡ እንዲበረታ፡ አዘዘ።

53፤ ሙሴና፡ አሮንም፡ ከንጉሡ፡ ፊት፡ ወጡ፥ የእስራኤልም፡ ልጆች፡ በክፉ፡ ነገር፡ ሲያዩ፡ አስገባሪዎች፡ ድካማቸውን፡ እጅግ፡ እጅግ፡ አክብድባቸው፡ ነበርና።

54 ሙሴም ወደ እግዚአብሔር ተመልሶ። የላክኸኝን ለፈርዖን እናገር ዘንድ ከመጣሁበት ጊዜ ጀምሮ በእስራኤል ልጆች ላይ ክፉኛ ታመመ።

55 እግዚአብሔርም ሙሴን አለው፡ — እነሆ፥ በተዘረጋ እጅና በከባድ መቅሠፍት ፈርዖን የእስራኤልን ልጆች ከአገሩ እንዲለቅ ታያለህ።

56 ሙሴና አሮንም በወንድሞቻቸው በእስራኤል ልጆች መካከል በግብፅ ተቀመጡ።

57፤ በእስራኤልም፡ ልጆች፡ ላይ፡ በጫኑባቸው ፡ ከባድ፡ ሥራ፡ ግብጻውያን፡ ሕይወታቸውን፡ አዘኑ።

ምዕራፍ 80

1 ከሁለት ዓመትም በኋላ እግዚአብሔር የእስራኤልን ልጆች ያወጣ ከግብፅም ምድር ያወጣቸው ዘንድ ሙሴን ዳግመኛ ወደ ፈርዖን ላከው።

2 ሙሴም ሄዶ ወደ ፈርዖን ቤት መጣ፤ የላከውንም የእግዚአብሔርን ቃል ነገረው፤ ፈርዖንም የእግዚአብሔርን ቃል አልሰማም፤ እግዚአብሔርም በግብፅ በፈርዖንና በሕዝቡ ላይ ኃይሉን አስነሣ። ተገዥዎች፣ እና እግዚአብሔር ፈርዖንን እና ህዝቡን በታላቅ መቅሰፍቶች መታ።

3፤ እግዚአብሔርም፡ በአሮን፡ እጅ፡ ላከ፡ የግብፅን፡ ውኆች፡ ኹሉ፡ ፈሳሾቻቸውና፡ ወንዞቻቸው፡ ኹሉ፡ ወደ ደም፡ ለወጠ።

4 የግብፃዊው ሰው ሊጠጣና ውኃ ሊቀዳ በመጣ ጊዜ ወደ ማሰሮው ውስጥ ተመለከተ፥ እነሆም፥ ውኃው ሁሉ ወደ ደም ተለወጠ። ከጽዋውም ሊጠጣ በመጣ ጊዜ የጽዋው ውኃ ደም ሆነ።

5 አንዲት ሴትም ሊጥዋን ቀቅላ መብልዋን ስታበስል መልካቸው ወደ ደም ተለወጠ።

6፤ እግዚአብሔርም፡ እንደ፡ ገና፡ ላከ፡ ውኆቻቸውንም፡ ኹሉ፡ ዳጉንቸሮችን፡ አወጣ፡ ዳጉንቸሮችም፡ ኹሉ፡ ወደ ግብጻውያን፡ ቤት፡ ገቡ።

7 ግብፃውያንም በጠጡ ጊዜ ሆዳቸው ዳጉንቸሮች ሞላባቸው፥ በወንዙም ውስጥ ሲጨፍሩ በሆዳቸው ይጨፍሩ ነበር።

8 የሚጠጡት ውኃና የምግብ ውኃ ሁሉ ዳጉንቸሮች ሆኑ፥ በአልጋቸውም ላይ በተኙ ጊዜ ላባቸው ዳጉንቸሮች ሆኑ።

9 ነገር ግን ይህ ሁሉ የእግዚአብሔር ቍጣ ከእነርሱ አልተመለሰም፥ እጁም በግብፃውያን ሁሉ ላይ በጽኑ መቅሠፍት ይመታቸው ዘንድ ተዘረጋ።

10 ልኮም ትቢያቸውን እንደ ቅማል መታው፥ ቅማልም በግብፅ በምድር ላይ እስከ ሁለት ክንድ ድረስ ሆነ።

11፤ በሰውና በእንስሳም ሥጋ በግብፅም በሚኖሩ ሁሉ ላይ ቅማል እጅግ ብዙ ነበሩ፥ ደግሞም እግዚአብሔር በንጉሡና በንግሥቲቱ ላይ ቅማሎችን ላከ፥ ከቅማልም የተነሣ ግብጽን እጅግ አዘነች።

12 ነገር ግን የእግዚአብሔር ቍጣ አልተመለሰም፥ እጁም በግብፅ ላይ ገና ተዘረጋ።

13፤ እግዚአብሔርም፡ የምድር፡ አራዊትን፡ ኹሉ፡ ወደ፡ ግብጽ፡ ሰደደ፥ መጥተውም፡ ግብጽን፡ ኹሉ፡ ሰውንና፡ እንስሳትን፡ ዛፍ፡ ኹሉ፡ በግብጽ፡ ያለውንም፡ ኹሉ፡ አጠፉ።

14 እግዚአብሔርም እባቦችን፣ ጊንጦችን፣ አይጥን፣ እንክርዳድን፣ እንቁራሪቶችን፣ ከሌሎች ጋር በአቧራ ውስጥ ተንከባካቢዎችን ላከ።

15 ዝንቦች፣ ቀንድ አውጣዎች፣ ቁንጫዎች፣ ትኋኖች እና ትንኞች እያንዳንዳቸው እንደየየየየየየየየየየየየበበየየየየየየ የየየ

16፤ የሚሳቡ እንስሳትና ክንፍ ያላቸው እንስሳት ሁሉ እንደየወገናቸው ወደ ግብፅ መጥተው ግብፃውያንን እጅግ አሳዘኑ።

17 ቁንጫዎችና ዝንቦችም ወደ ግብፃውያን ዓይንና ጆሮ ገቡ።

18 ቀንዱም በላያቸው መጥቶ አሳደዳቸው፥ ከእርሱም ወደ ውስጠኛው ክፍል ሄዱ፥ አሳደዳቸውም።

19 ግብፃውያንም ከእንሰሳት መንጋ የተነሣ ተሸሸጉ፥ በሮቻቸውንም ከኋላቸው ቈለፉ፤ እግዚአብሔርም በባሕር ውስጥ ያለውን ሱላኑትን ወጥቶ ወደ ግብፅ እንዲገባ አዘዘው።

20 እርስዋም በሰው ክንድ ርዝመታቸው አሥር ክንድ የሆነ ረጅም ክንዶች ነበሯት።

21 እርስዋም በጣሪያዎቹ ላይ ወጣች፥ ጣራውንና የወለል ንጣፉንም ገለጠች፥ ቈረጠቻቸውም፥ ክንዷንም ወደ ቤት ዘርግታ መቆለፊያውንና መቀርቀሪያውን አወለቀች፥ የግብፅንም ቤቶች ከፈተች።

22 ከዚያም በኋላ የእንስሳት መንጋ ወደ ግብፅ ቤቶች ገባ፤ የእንስሳትም መንጋ ግብፃውያንን አጠፋቸው፤ እጅግም አሳዘናቸው።

23 ነገር ግን የእግዚአብሔር ቍጣ ከግብፃውያን አልተመለሰም፥ እጁም በላያቸው ላይ ገና ተዘርግታለች።

24 እግዚአብሔርም ቸነፈርን ላከ፥ ቸነፈርም በግብፅ፥ በፈረሶችና በአህዮች በግመሎችም በበሬዎችና በጎች በሰውም ላይ ቸነፈር ሆነ።

25 ግብፃውያንም ከብቶቻቸውን ሊሰማሩ በማለዳ በተነሡ ጊዜ ከብቶቻቸውን ሁሉ ሞተው አገኙ።

26፤ ከግብፃውያንም፡ ከብቶች፡ ከዐሥሩ፡ አንድ፡ አንድ፡ ብቻ፡ ቀረ፥ ከእስራኤልም፡ ከብቶች፡ በጌሤም፡ አንድ፡ አልሞተም።

27፤ እግዚአብሔርም፡ በግብጻውያን፡ ሥጋ፡ የእሳት፡ ቃጠሎ፡ ላከባቸው፥ ቆዳዎቻቸውንም ቀደዱ፤ በግብፃውያንም፡ ኹሉ፡ ላይ፡ ከእግራቸው ጫማ፡ ዠምሮ፡ እስከ፡ ራሳቸው፡ ዘንድ፡ ድረስ፡ ከባድ፡ አሳከ፡ ኾነ።

28 ብዙ እባጭ በሥጋቸው ላይ ነበረ፥ ሥጋቸውም እስኪበሰብስና እስኪደርቅ ድረስ ጠፋ።

29 ነገር ግን የእግዚአብሔር ቍጣ አልተመለሰም፥ እጁም በግብፅ ሁሉ ላይ ተዘረጋ።

30፤ እግዚአብሔርም፡ ትልቅ፡ በረዶ፡ ላከ፥ ወይናቸውንም፡ መታ፡ የፍሬውንም፡ ዛፎቻቸውን፡ ሰባበረ፡ አደረቃቸውም።

31 እንዲሁም አረንጓዴው ቡቃያ ሁሉ ደረቀ ጠፋም፤ እሳት በበረዶው መካከል ስለ ወረደ በረዶውም ሆነ እሳቱ ሁሉንም ነገር በላ።

32፤ ደግሞም በውጭ የተገኙ ሰዎችና አራዊት በእሳት ነበልባል ከበረዶውም ጠፉ፥ የአንበሳ ደቦልም ሁሉ ደከሙ።

33 እግዚአብሔርም ልኮ ብዙ አንበጣዎችን፣ ቻሴልን፣ ሰሎምን፣ ቻርጎልን እና ቻጎልን፣ እንደ ወገኑ አንበጣዎችን ወደ ግብፅ አመጣ፤ በረዶውም የቀረውን ሁሉ በላ።

34 ግብፃውያንም የሜዳውን ፍሬ ቢበሉም በአንበጣው ተደሰቱ፤ በብዛትም ያዙአቸው፥ ጨውም አደረጉአቸው።

35፤ እግዚአብሔርም፡ የባሕሩን፡ ዐውሎ፡ ነፋስ፡ መለሰ፥ አንበጣዎችንም፡ ኹሉ፡ ጨውም፡ የቀመሰውን፡ ወስዶ፡ ወደ፡ ቀይ፡ ባሕር፡ ጣላቸው። በግብፅ ዳርቻ አንድ አንበጣ አልቀረም።

36፤ እግዚአብሔርም፡ በግብጽ፡ ላይ፡ ጨለማን፡ ሰደደ፥ የግብጽም፡ ምድር፡ ኹሉ፡ እና፡ ጳጥሮስ፡ ኹሉ፡ ሦስት፡ ቀን፡ ጨለመባቸው፥ ሰውም፡ እጁን፡ ወደ፡ አፉ፡ ባነሣ፡ ጊዜ፡ ያይ፡ ዘንድ፡ ሶስት፡ ቀን፡ ኾነ።

37፤ በዚያን፡ ጊዜ፡ በእግዚአብሔር፡ ላይ፡ ዐመፁ፡ ሙሴንና፡ አሮንን፡ አልሰሙም፤ እግዚአብሔርም፡ እንደላካቸው፡ ከማያምኑ፡ ከእስራኤል፡ ሕዝብ፡ ብዙ፡ ሞቱ።

38 በምድረ በዳ በራብ እንዳንጠፋ ከግብፅ አንወጣም የሙሴንም ቃል አልሰማም ያለው።

39፤ እግዚአብሔርም፡ በሦስቱ፡ ቀን፡ ጨለማ፡ ቀሠፋቸው፥ ግብጻውያንም፡ ሳያውቁአቸው፡ በእነርሱም፡ ሳይደሰቱ፡ እስራኤላውያን፡ በዚያ፡ ወራት፡ ቀበሯቸው።

40 በግብፅም ሦስት ቀን ጨለማው እጅግ በዛ፤ ጨለማውም በመጣ ጊዜ የቆመ ሰው በሥፍራው

ቆመ፥ የተቀመጠውም ተቀምጦ ቀረ፥ የሚተኛም በዚያው ተኛ። የሄደውም በዚያው ስፍራ በምድር ላይ ተቀምጦ ቀረ። ጨለማውም እስኪያልፍ ድረስ ይህ ነገር በግብፃውያን ሁሉ ላይ ሆነ።

41 የጨለማውም ወራት አለፈ፤ እግዚአብሔርም ሙሴንና አሮንን ወደ እስራኤል ልጆች ላካቸው፡ —በዓላችሁን አክብሩ ፋሲካችሁንም አድርጉ፤ እነሆ እኔ በግብፃውያን ሁሉ መካከል በሌሊት እመጣለሁ፥ እኔም አደርገዋለሁ። ከሰው በኵር ጀምሮ እስከ አውሬ በኵር ድረስ በኵር ልጆቻቸውን ሁሉ ምታ፥ ፋሲካህንም ባየሁ ጊዜ አልፋሃለሁ።

42 የእስራኤልም ልጆች እግዚአብሔር ሙሴንና አሮንን እንዳዘዛቸው በዚያች ሌሊት እንዲሁ አደረጉ።

43 በሌሊትም መካከል እግዚአብሔር በግብፅ መካከል ወጣ፥ የግብፃውያንንም በኵራት ሁሉ፥ ከሰው በኵር ጀምሮ እስከ እንስሳ በኵር ድረስ መታ።

44 ፈርዖንም ባሪያዎቹም ሁሉ ግብፃውያንም ሁሉ በሌሊት ተነሡ፥ በዚያም ሌሊት በግብፅ ሁሉ ታላቅ ጩኸት ሆነ፥ በድን የሌለበት ቤት አልነበረምና።

45 በቤታቸውም ቅጥር ላይ ተቀርጸ የነበሩት የግብፅ በኵር ልጆች አምሳያዎች ፈርሰው በምድር ላይ ወደቁ።

46፤ ከዚህ
በፊት፡ የሞቱትን፡ በቤታቸውም፡ የቀበሩት፡ የበኵር፡ ልጆቻቸው፡ ዐጽም፡ በዚያች፡ ሌሊት፡ የግብጽ፡ ውሾች፡ ተነሥተው፡ በግብጻውያን፡ ፊት፡ ጐተቱ፡ ፊታቸውም፡ ተጣሉ።

47፤ ግብጻውያንም፡ ኹሉ፡ ይህን፡ ክፉ፡ አደጋ፡ ያያቸው፡ ኹሉ፡ አዩ፥ ግብጻውያንም፡ ኹሉ፡ በታላቅ ድምፅ፡ ጮኹ።

48፤ የግብጽም፡ ወገኖች፡ ኹሉ፡ በኵር፡ በኵር፡ ስለ፡ ነበሩ፡ ስለ፡ ወንድ፡ ኹሉ፡ ስለ፡ ሴት፡ ልጃቸው፡ በዚያች፡ ሌሊት፡ አለቀሱ።

49፤ የፈርዖንም፡ ልጅ፡ ባታያ፡ በዚያ፡ ሌሊት፡ ከንጉሡ፡ ጋራ፡ ሙሴንና፡ አሮንን፡ በቤታቸው፡ ለመፈለግ፡
ወጣች፤ በቤታቸውም፡ ከእስራኤል፡ ኹሉ፡ ጋራ፡ ሲበሉና፡ ሲጠጡ፡ ደስምብለውአገኟቸው።

50 ባቲያም ሙሴን አለችው፡ — አንተን ያሳደግሁህና የዘረጋሁህ፥ ይህንም ክፉ ነገር በእኔና በአባቴ ቤት ላይ ያመጣህ የመልካም ነገር ዋጋ ይህ ነውን?

51 ሙሴም አላት። ከእነሱ አንዳቸውም በአንተ ላይ መጥፎ ነገር አጋጠመህ? ከመካከላቸው አንዱ ነካህ?አይደለም አለችው።

52 ሙሴም እንዲህ አላት።

53፣ እርስዋም፡ — ንጉሡንና ወንድሜን፡ ቤተሰዎቹንም ሁሉ፡ ገዥዎቹንም ሁሉ በዚህ ክፉ ጊዜ ባየሁ ጊዜ ለእኔ ምን ይጠቅመኛል?

54፤ ሙሴም፡ አላት፡- በእውነት፡ ወንድምሽና፡ ቤተ፡ ሰዎቹ፡ የግብጽም፡ ተገዢዎች፡ የእግዚአብሔርን፡ ቃል፡ አልሰሙም፥ ይህ፡ ክፉ፡ አመጣባቸው።

55 የግብፅም ንጉሥ ፈርዖን ወደ ሙሴና ወደ አሮን ከእነርሱም ጋር በዚያ ስፍራ ከነበሩት ከእስራኤል ልጆች አንዳንድ ቀርቦ ጸለየላቸው።

56 ተነሥተህ በአገሩ ያሉት የእስራኤል ልጆች ወንድሞቻችሁን ሁሉ በጎቻቸውንና በሬዎቻቸውን ያላቸውንም ሁሉ ውሰዱ፤ ለእኔ ብቻ ወደ አምላካችሁ ወደ እግዚአብሔር ጸልዩ።

57 ሙሴም ፈርዖንን አለው፡ — እነሆ አንተ የእናትህ በኵር ብትሆንም አትፍራ፥ አትሞትም ምክንያቱም እግዚአብሔር ታላቅ ኃይሉንና የተዘረጋውን የተዘረጋ ክንዱን ያሳይህ ዘንድ በሕይወት እንድትኖር አዝዞአልና።

58፤ ፈርዖንም፡ የእስራኤልን፡ ልጆች፡ እንዲሰደዱ፡ አዘዘ፡ ግብፃውያንም፡ ኹሉ፡ ለመላካቸው፡ ጸኑ፥ ኹሉም እንጠፋለን፡ ብለዋልና።

59 ግብፃውያንም ሁሉ የእስራኤል ልጆች በእርሱና በአባታችን በአብርሃም መካከል እንደ እግዚአብሔር መሐላ ከብዙ ባለ ጠግነት በጎችና በሬዎችም ከከበረም ዕቃ ጋር ሰደዱ።

60 የእስራኤልም ልጆች በሌሊት ወጡ፥ ግብፃውያንም ሊያወጡአቸው ወደ እነርሱ በመጡ ጊዜ፡ — በሌሊት እንድንወጣ ሌቦች ነንን?

61 የእስራኤልም ልጆች ከግብፃውያን የብር ዕቃ የወርቅ ዕቃም ልብስም ጠየቁ የእስራኤልም ልጆች ግብፃውያንን ገፈፉ።

62 ሙሴም ፈጥኖ ተነሥቶ ወደ ግብፅ ወንዝ ሄደ፥ ከዚያም የዮሴፍን ሣጥን አወጣ ከእርሱም ጋር ወሰደው።

63 የእስራኤልም ልጆች እያንዳንዳቸው የአባቱን ሣጥን ከእርሱም ጋር፥ እያንዳንዱም የነገዱን ሣጥኖች አመጡ።

ምዕራፍ 81

1 የእስራኤልም ልጆች ከራምሴ ወደ ሱኮት ተጓዙ፤ ከሕፃናቱና ከሚስቶቻቸውም ሌላ ስድስት መቶ ሺህ የሚያህሉ እግረኞች ነበሩ።

2 ብዙ ሕዝብም በጎችና ላሞች ብዙ ከብቶችም ከእነርሱ ጋር ወጡ።

3 በግብፅ ምድር በድካም የተቀመጡ የእስራኤል ልጆች ስደት ሁለት መቶ አሥር ዓመት ሆነ።

4 ፤ ከሁለት መቶ አሥር ዓመትም በኋላ እግዚአብሔር የእስራኤልን ልጆች በብርቱ እጅ ከግብፅ አወጣቸው።

5 የእስራኤልም ልጆች ከግብፅ ከጌሴም ከራምሴም ተጉዘው በመጀመሪያው ወር በአሥራ አምስተኛው ቀን በሱኮት ሰፈሩ።

6 ግብፃውያንም እግዚአብሔር የመታቸውን በኵር ልጆቻቸውን ሁሉ ቀበሩአቸው፤ ግብፃውያንም ሁሉ የተገደሉትን ለሦስት ቀን ቀበሩት።

7 የእስራኤልም ልጆች ከሱኮት ተጉዘው በምድረ በዳ መጨረሻ በኤቶም ሰፈሩ።

8 ግብፃውያንም የበኵር ልጃቸውን ከቀበሩ በሦስተኛው ቀን ብዙ ሰዎች ከግብፅ ተነሥተው ወደ ግብፅ እንዲመለሱ እስራኤልን ተከትለው ሄዱ፤ እስራኤላውያንን ከባርነት በማውጣታቸው ንስሐ ገብተው ነበር።

9 አንድ ሰውም ባልንጀራውን እንዲህ አለው፡ — ሙሴና አሮን በእውነት ፈርዖንን፡ — የሦስት ቀን መንገድ ያህል በምድረ በዳ ሄደን

ለአምላካችን ለእግዚአብሔር እንሠዋለን፡ ብለውተናገሩት።

10 አሁንም በማለዳ ተነሥተን እንመለሳቸው፤ ከእኛም ጋር ወደ ግብፅ ወደ ጌቶቻቸው ዘንድ ቢመለሱ እምነት እንዳለን እናውቃለን፤ ባይመለሱም ያን ጊዜ ከእነርሱ ጋር እንዋጋቸዋለን፥ በታላቅ ኃይልና በብርቱ እጅም እንዲመለሱ እናደርጋለን።

11 የፈርዖንም መኳንንት ሁሉ ማልደው ተነሡ ከእነርሱም ጋር ሰባት መቶ ሺህ የሚያህሉ ሰዎች፥ በዚያም ቀን ከግብፅ ወጡ፥ የእስራኤልም ልጆች ወደ ነበሩበት ስፍራ መጡ።

12 ግብፃውያንም ሁሉ አዩ፥ ሙሴና አሮን የእስራኤልም ልጆች ሁሉ በጺሀሒሮት ፊት ተቀምጠው ሲበሉና እየጠጡ የእግዚአብሔርንም በዓል ሲያከብሩ አዩ።

13፤ ግብጻውያንም፡ ኹሉ፡ የእስራኤልን፡ ልጆች፡ እንዲህ፡ አሉ፡ አላቸው፡- በእርግጥ፡ እናንተ፡ ለሦስት፡ ቀን፡ መንገድ፡ በምድረ፡ በዳ፡ ኼድና፡ ለአምላካችን፡ እንሠዋለን፡ እንመለሳለን፡ አላችሁ።

14 እንግዲህ ከሄድክ ዛሬ አምስት ቀን ሆኖታል፤ ወደ ጌቶቻችሁ ስለ ምን አትመለሱም?

15 ሙሴና አሮንም መልሰው እንዲህ ብለው መለሱላቸው፡ — አምላካችን እግዚአብሔር፡ — ከእንግዲህ ወደ ግብፅ አትመለሱም፥ ነገር ግን አምላካችን እግዚአብሔር እንዳደረገው ወተትና ማር ወደምታፈስስ ምድር እንሄዳለን ብሎ ስለ እኛ መስክሮአልና። ሊሰጡን ለአባቶቻችን ማሉ።

16 የግብፅም መኳንንት የእስራኤል ልጆች ወደ ግብፅ ይመለሱ ዘንድ እንዳልሰሙ ባዩ ጊዜ ከእስራኤል ጋር ሊወጉ ታጠቁ።

17፤ እግዚአብሔርም፡ የእስራኤልን፡ ልብ፡ በግብጻውያን፡ ላይ፡ አጸናቸው፥ ጽኑዕ፡ መታቸውም፡ በግብጻውያንም፡ ላይ፡ ጸና፡ ግብፃውያንም፡ ኹሉ፡ ከእስራኤል፡ ልጆች፡ ፊት፡ ሸሹ፥ ብዙዎቹ፡ ጠፍተዋልና፡ በእስራኤል እጅ።

18 የፈርዖንም መኳንንት ወደ ግብፅ ሄደው ለፈርዖን እንዲህ ብለው ነገሩት፡ — የእስራኤል ልጆች ሸሽተዋል ወደ ግብፅም አይመለሱም ሙሴና አሮንም እንዲሁ ነገሩን።

19 ፈርዖንም ይህን ነገር ሰማ፥ ልቡና የተገዙትም ሁሉ ልባቸው በእስራኤል ላይ ተመለሱ፥ እስራኤልንም ስለ ልከው ተጸጸቱ። ግብፃውያንም ሁሉ የእስራኤልን ልጆች ወደ ሸክማቸው ይመልሱ ዘንድ ያሳድዳቸው ዘንድ ፈርዖንን መከሩት።

20 እያንዳንዱም ወንድሙን።

21 እግዚአብሔርም ግብፃውያንን በቀይ ባሕር ያጠፋቸው ዘንድ ስለ ወደደ እስራኤላውያንን ያሳድዱ ዘንድ የግብፃውያንን ሁሉ ልብ አጸናቸው።

22፤ ፈርዖንም፡ ተነሥቶ፡ ሠረገላውን፡ ታጠቀ፥ ግብጻውያንም፡ ኹሉ፡ እንዲሰበሰቡ፡ አዘዘ፡ ከሕፃናቱና፡ ከሴቶች፡ በቀር፡ አንድ፡ ሰው፡ አልቀረም።

23 ግብጻውያንም ሁሉ የእስራኤልን ልጆች ለማሳደድ ከፈርዖን ጋር ወጡ፤ የግብፅም ሰፈር እጅግ ታላቅና የከበደ ሰፈር አሥር መቶ ሺህ የሚያህሉ ሰዎች ነበሩ።

24፤ የዚህም፡ ሰፈር፡ ኹሉ፡ ኼደው፡ ወደ፡ ግብጽ፡ ይመልሷቸው፡ ዘንድ፡ የእስራኤልን፡ ልጆች፡ አሳደዱ፥ በኤርትራም፡ ባሕር፡ አጠገብ፡ ሰፈሩ።

25 የእስራኤልም ልጆች ዓይናቸውን አነሡ፥ ግብፃውያንም ሁሉ ሲያሳድዱአቸው አዩ፤ የእስራኤልም ልጆች እጅግ ፈሩአቸው፥ የእስራኤልም ልጆች ወደ እግዚአብሔር ጮኹ።

26፤ ስለ ግብፃውያንም፡ የእስራኤል፡ ልጆች፡ በአራት፡ ተከፋፈሉ፥ በግብፃውያንም፡ ፍርሀት፡ ፈርተው፡ በአስተሳሰባቸው፡ ተከፋፈሉ፤ ሙሴም እያንዳንዳቸውን ተናገራቸው።

27፤ የመጀመሪያው፡ ምድብ፡ የሮቤል፡ ልጆች፡ ስምዖንና፡ ይሳኮር፡ ነበረ፥ ግብጻውያንን፡ እጅግ፡ ፈርተው፡ ነበርና፡ ወደ፡ ባሕር፡ ሊጣሉ፡ አሰቡ።

28፤ ሙሴም፡ አላቸው፡- አትፍሩ፥ ቁም፡ ቁሙ፥ የእግዚአብሔርን፡ ማዳን፡ ዛሬ፡ በእናንተ፡ ላይ፡ ያደርግላችኋል።

29 ሁለተኛውም ምድብ ከዛብሎን ልጆች ብንያም የንፍታሌም ልጆች ነበሩ፤ ከግብፃውያንም ጋር ወደ ግብፅ ይመለሱ ዘንድ ወሰኑ።

30 ሙሴም አላቸው። ግብፃውያንን ዛሬ እንዳያችሁት እንዲሁ ለዘላለም አታዩአቸውምና አትፍሩ።

31 ሦስተኛው ክፍል የይሁዳና የዮሴፍ ልጆች ነበሩ፤ ግብፃውያንንም ሊወጉአቸው ሄዱ።

32 ሙሴም እንዲህ አላቸው።

33 አራተኛውም ክፍል የሌዊ፣ የጋድና የአሴር ልጆች ነበሩ፤ ወደ ግብፃውያንም መካከል ገብተው ያሳፍሯቸው ዘንድ ወሰኑ፤ ሙሴም አላቸው። ጌታ ሆይ ከእጃቸው ያድንህ ዘንድ።

34፤ ከዚህም በኋላ ሙሴ ከሕዝቡ መካከል ተነሣ፥ ወደ እግዚአብሔርም ጸለየና።

35 አቤቱ፥ የምድር ሁሉ አምላክ ሆይ፥ አሁን ከግብፅ ያወጣሃቸውን ሕዝብህን አድን፤ ግብፃውያንም ኃይልና ብርታት ለእነርሱ ነው ብለው አይመኩ።

36 እግዚአብሔርም ሙሴን አለው። እንዲሄዱ ለእስራኤል ልጆች ተናገር፥ በትርህንም በባሕሩ ላይ ዘርግተህ ክፈለው፥ የእስራኤልም ልጆች ያልፋሉ።

37 ሙሴም እንዲሁ አደረገ፥ በትሩንም በባሕሩ ላይ አንሥቶ ከፈለው።

38፤ የባሕሩም፡ ውኖች፡ ለዐሥራ፡ ኹለት፡ ተከፈሉ፥ የእስራኤልም፡ ልጆች፡ በተዘጋጀ፡ መንገድ፡ እንደሚያልፍ፡ በጫማ፡ እግራቸው፡ አለፉ።

39፤ እግዚአብሔርም፡ በሙሴና፡ በአሮን፡ እጅ፡ ለእስራኤል፡ ልጆች፡ በግብጽና፡ በባሕር፡ ተአምራቱን፡ ገለጠላቸው።

40፤ የእስራኤልም፡ ልጆች፡ ወደ፡ ባሕሩ፡ በገቡ፡ ጊዜ፡ ግብጻውያን፡ ተከተሏቸው፡ የባሕሩም፡ ውኖች፡ በላያቸው፡ ተመለሰባቸው፥ ኹሉም በውኃው ውስጥ፡ ሰመጡ፥ ከፈርዖንም፡ በቀር፡ አንድ፡ ሰው፡ አልቀረም፡ አመሰገነ። አቤቱ፥ በእርሱም አመነ፥ ስለዚህም እግዚአብሔር በዚያን ጊዜ ከግብፃውያን ጋር አላጠፋውም።

41፤ እግዚአብሔርም፡ ከግብጻውያን፡ መካከል፡ ያወጣው፡ ዘንድ፡ መልአኩን፡ አዘዘ፥ በነነ

ዌም፡ ምድር፡ ላይ ጣለው፥ ብዙ፡ ጊዜም፡ ነገሠበት።

42፤ በዚያም፡ ቀን፡ እግዚአብሔር፡ እስራኤልን፡ ከግብጽ፡ እጅ፡ አዳነ፥ የእስራኤልም፡ ልጆች፡ ኹሉ፡ ግብጻውያን፡ እንደ፡ ጠፉ፡ አይተው፡ ታላቂቱን፡ እጅ፡ በግብጽና፡ በባሕር፡ ላይ፡ ያደረገውን፡ አዩ።

43 ሙሴና የእስራኤልም ልጆች እግዚአብሔር ግብፃውያንን በፊታቸው ባሳደፈበት ቀን ይህን መዝሙር ለእግዚአብሔር ዘመሩ።

44 እስራኤልም ሁሉ በአንድነት ዘመሩ። እነሆ በእግዚአብሔር ሕግ መጽሐፍ ተጽፎአል።

45፤ ከዚህም፡ በኋላ፡ የእስራኤል፡ ልጆች፡ ተጉዘው፡ በማራ፡ ሰፈሩ፤ እግዚአብሔርም፡ በዚያ፡ ስፍራ፡ በማራ፡ ለእስራኤል፡ ልጆች፡ ሥርዓቶችንና፡ ፍርድን፡ ሰጣቸው፤ እግዚአብሔርም፡ የእስራኤልን፡ ልጆች፡ በመንገዱ፡ ኹሉ፡ እንዲሄዱ፡ አዘዛቸው። እሱን ለማገልገል.

46 ከማራም ተጉዘው ወደ ኤሊም መጡ፤ በኤሊምም አሥራ ሁለት የውኃ ምንጮች ሰባም የተምር ዛፎች ነበሩ፤ ልጆቹም በውኃው አጠገብ ሰፈሩ።

47 ከኤሊምም ተጉዘው ከግብፅ ከወጡ በሁለተኛው ወር በአሥራ አምስተኛው ቀን ወደ ሲን ምድረ በዳ መጡ።

48 በዚያን ጊዜ እግዚአብሔር ለእስራኤል ልጆች ይበሉ ዘንድ መና ሰጣቸው፤ እግዚአብሔርም ከሰማይ እህልን ለእስራኤል ልጆች ዕለት ዕለት አዘነበ።

49 የእስራኤልም ልጆች ሊወርሱት ወደ ከነዓን ምድር እስኪደርሱ ድረስ በምድረ በዳ ሳሉ አርባ ዓመት መና በሉ።

50 ከሲንም ምድረ በዳ ተጉዘው በአሉስ ሰፈሩ።

51 ከኤሉስም ተጉዘው በራፊዲም ሰፈሩ።

52 የእስራኤልም ልጆች በራፊዲም በነበሩ ጊዜ የኤስፎ ወንድም የዔሳው ልጅ የኤልፋዝ ልጅ አማሌቅ ከእስራኤል ጋር ሊዋጋ መጣ።

53፤ ከእርሱም ጋር ስምንት መቶ አንድ ሺህ ሰዎች አስማተኞችንና ጠንቋዮችን አመጣ፥ ከእስራኤልም ጋር በራፊዲም ሊዋጋ ተዘጋጀ።

54 በእስራኤልም ላይ ታላቅና ጽኑ ጦርነትን አደረጉ፤ እግዚአብሔርም አማሌቅንና ሕዝቡን በሙሴና በእስራኤል ልጆች እጅ በኤፍራታዊው በነዌ ልጅ በኢያሱ እጅ አሳልፎ ሰጣቸው። ሙሴ።

55 የእስራኤልም ልጆች አማሌቅንና ሕዝቡን በሰይፍ ስለት መቱ፤ ሰልፉ ግን በእስራኤል ልጆች ላይ እጅግ ጸና።

56፤ እግዚአብሔርም፡ ሙሴን፡ አለው፡ ይህን፡ ነገር፡ መታሰቢያ፡ በመጽሐፍ፡ ጻፍኽ፥ በነዌም፡ ልጅ፡ በባሪያኽ፡ እጅ፡ አስቀምጥ፡ የእስራኤልን፡ ልጆች፡ እንዲህ፡ ብሎ፡ እዘዛቸው። ወደ ከነዓን ምድር ትመጣለህ የአማሌቅን መታሰቢያ ከሰማይ በታች ፈጽመህ ታጠፋለህ።

57 ሙሴም እንዲሁ አደረገ፥ መጽሐፉንም ወሰደ፥ በላዩም ይህን ቃል ጻፈ።

58 ከግብፅ በወጣህ ጊዜ አማሌቅ በመንገድ ያደረገልህን አስብ።

59 በመንገድ አግኝቶህ ጀርባህን መታ፤ አንተም ደክምህም ደክህም ሳለህ ከአንተ በኋላ የደከሙት።

60 ስለዚህ አምላክህ እግዚአብሔር ትወርሳት ዘንድ በሚሰጥህ ምድር ላይ አምላክህ እግዚአብሔር በዙሪያህ ካሉት ከጠላቶችህ ሁሉ ባሳርፍህ ጊዜ የአማሌቅን መታሰቢያ ከበታች ታጠፋለህ። መንግሥተ ሰማያትን አትረሳውም.

61 ለአማሌቅም ወይም ለመታሰቢያው ወይም ለዘሩ የሚራራለት ንጉሥ እነሆ ከእርሱ እሻለሁ ከሕዝቡም መካከል አጠፋዋለሁ።

62 ሙሴም ይህን ሁሉ በመጽሐፍ ጻፈ፥ ስለዚህ ነገር ሁሉ የእስራኤልን ልጆች አዘዛቸው።

ምዕራፍ 82

1 የእስራኤልም ልጆች ከራፊዲም ተጉዘው ከግብፅ ከወጡ በሦስተኛው ወር በሲና ምድረ በዳ ሰፈሩ።

2፤ በዚያን፡ ጊዜ፡ የሙሴ፡ አማት፡ ምድያማዊው፡ ራጉኤል፡ ልጁ፡ ሲፓራና፡ ሁለቱ፡ ልጆችዋ፡ መጥቶ፡ እግዚአብሔር፡ ያደረገውን፡ ድንቅ፡ ድንቅ፡ በእስራኤል፡ ላይ፡ ያደረገውን፡ ከአዳናቸው፡ ዘንድ፡ ሰምቶ፡ ነበር። የግብፅ እጅ.

3 ራጉኤልም ወደ ሙሴ የእግዚአብሔር ተራራ ወዳለበት ወደ ተቀመጠበት ምድረ በዳ መጣ።

4 ሙሴም አማቱን ሊገናኘው በታላቅ ክብር ወጣ፤ እስራኤልም ሁሉ ከእርሱ ጋር ነበሩ።

5 ራጉኤልና ልጆቹም በእስራኤል ልጆች መካከል ብዙ ቀን ቆዩ፤ ራጉኤልም ከዚያን ቀን ጀምሮ እግዚአብሔርን አወቀ።

6 የእስራኤልም ልጆች ከግብፅ ከወጡ በሦስተኛው ወር በስድስተኛው ቀን እግዚአብሔር በሲና ተራራ ላይ አሥሩን ትእዛዛት ለእስራኤል ሰጠ።

7 እስራኤልም ሁሉ ይህን ትእዛዝ ሁሉ ሰሙ፤ እስራኤልም ሁሉ በዚያ ቀን በእግዚአብሔር እጅግ ደስ አላቸው።

8 የእግዚአብሔርም ክብር በሲና ተራራ ላይ አረፈ፥ ሙሴንም ጠራው፥ ሙሴም በደመና መካከል መጥቶ ወደ ተራራ ወጣ።

9 ሙሴም በተራራው ላይ አርባ ቀንና አርባ ሌሊት ነበረ። እንጀራ አልበላም፥ ውኃም አልጠጣም፤ እግዚአብሔርም የእስራኤልን ልጆች ያስተምር ዘንድ ሥርዓትንና ፍርድን አስተማረው።

10፤ እግዚአብሔርም፡ ለእስራኤል፡ ልጆች፡ ያዘዛቸውን፡ ዐሥሩ፡ ትእዛዛት፡ በኹለት፡ የድንጋይ፡ ጽላቶች፡ ላይ፡ ጻፈላቸው፤ የእስራኤልን፡ ልጆች፡ ያዝዛቸው፡ ዘንድ፡ ለሙሴ፡ በሰጣቸው።

11 አርባ ቀንና አርባ ሌሊትም በተፈጸመ ጊዜ እግዚአብሔር ለሙሴ በደብረ ሲና የተናገረውን በፈጸመ ጊዜ እግዚአብሔር ለሙሴ በእግዚአብሔር ጣት የተጻፈውን የድንጋይ ጽላቶች ለሙሴ ሰጠው።

12 የእስራኤልም ልጆች ሙሴ ከተራራው ሊወርድ እንደ ቀረው ባዩ ጊዜ አሮንን ወደ እርሱ ሰበሰቡና።

13፤ አሁንም ተነሣ፥ እንዳትሞትም በፊታችን የሚሄድ አምላክን ሥራልን።

14፤ አሮንም ሕዝቡን እጅግ ፈራ፥ ወርቅም እንዲያመጡለት አዘዛቸው፥ ለሕዝቡም ቀልጦ የተሠራ ጥጃ አደረገው።

15 እግዚአብሔርም ሙሴን ከተራራው ሳይወርድ፡ — ከግብፅ ያወጣሃቸው ሕዝብህ ረክሰዋልና ውረድ፡ አለው።
16 ለራሳቸው ቀልጦ የተሠራ ጥጃን አደረጉ፥ ሰገዱለትም፤ አሁንም ተወኝ፥ ከምድርም ላይ አጠፋቸው፤ አንገተ ደንዳና ሕዝብ ናቸውና።
17፤ ሙሴም የእግዚአብሔርን ፊት ለመነ፥ ስለ ሠሩትም ጥጃ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ፥ ከዚያም በኋላ ከተራራው ወረደ፥ እግዚአብሔርም ያደረጋቸው ሁለቱ የድንጋይ ጽላቶች በእጁ ነበሩ። እስራኤላውያንን እንዲያዝዝ ተሰጠው።
18 ሙሴም ወደ ሰፈሩ በቀረበ ጊዜ ሕዝቡ የሠሩትን ጥጃ ባየ ጊዜ የሙሴ ቍጣ ነድዶ ከተራራው በታች ያሉትን ጽላቶች ሰበረ።
19 ሙሴም ወደ ሰፈሩ መጣ፥ ጥጃውንም ወስዶ በእሳት አቃጠለው፥ አፈርም እስኪሆን ድረስ ፈጨው፥ በውኃውም ላይ ረጨው፥ ለእስራኤላውያንም አጠጣው።
20 ከሕዝቡም ጥጃውን የሠሩ ሦስት ሺህ የሚያህሉ ሰዎች እርስ በርሳቸው በሰይፍ ሞቱ።
21፤ በነገውም፡ ሙሴ፡ ሕዝቡን፡ አላቸው፡- ለእግዚአብሔር፡ የበደላችሁትን፡ ኀጢአታችሁን፡ አስተሰርይ፡ ምናለ፡ ወደ፡ እግዚአብሔር፡ እወጣለሁ።
22 ሙሴም ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ወጣ፥ አርባ ቀንና አርባ ሌሊትም በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀመጠ።
23፤ በአርባ፡ ቀንም፡ ጊዜ፡ ሙሴ፡ ስለ፡ እስራኤል፡ ልጆች፡ እግዚአብሔርን፡ ለመን፥ እግዚአብሔርም፡ የሙሴን፡ ጸሎት፡ ሰማ፥ እግዚአብሔርም፡ ስለ፡ እስራኤል፡ ተማጸነ።
24 እግዚአብሔርም ሙሴን ሁለት የድንጋይ ጽላቶች ፈልፍሎ ወደ እግዚአብሔር ያመጣቸው ዘንድ ተናገረ እርሱም አሥሩን ትእዛዛት ይጽፍባቸው ነበር።
25 ሙሴም እንዲሁ አደረገ፥ ወረደም ሁለቱንም ጽላቶች ቈረጠ፥ ወደ ሲና ተራራም ወደ እግዚአብሔር ወጣ፤ እግዚአብሔርም አሥሩን ትእዛዛት በጽላቶቹ ላይ ጻፈ።
26፤ ሙሴም፡ አርባ፡ ቀንና፡ አርባ፡ ሌሊት፡ ከእግዚአብሔር፡ ጋራ፡ ተቀመጠ፤ እግዚአብሔርም፡ ለእስራኤል፡ ያካፍላቸው፡ ዘንድ፡ ሥርዐቱንና፡ ፍርዱን፡ አዘዘው።
27፤ እግዚአብሔርም፡ ስለ፡ እስራኤል፡ ልጆች፡ ለእግዚአብሔር፡ መቅደስ፡ ያሠሩለት፥ ስሙም፡ ይድርበት፡ ዘንድ፡ አዘዘው፤ እግዚአብሔርም፡ የመቅደሱን፡ ምሳሌና፡ ዕቃውን፡ ኹሉ፡ አሳየው።
28 ከአርባ ቀንም በኋላ ሙሴ ከተራራው ወረደ ሁለቱ ጽላቶች በእጁ ነበሩ።
29፤ ሙሴም፡ ወደ፡ እስራኤል፡ ልጆች፡ መጥቶ፡ የእግዚአብሔርን፡ ቃል፡ ኹሉ፡ ነገራቸው፡ እግዚአብሔርም፡ ያስተማረውን፡ ሕግ፡ ሥርዐት፡ ፍርድም፡ አስተማራቸው።
30፤ ሙሴም፡ ለእስራኤል፡ ልጆች፡ በእስራኤል፡ ልጆች፡ መካከል፡ ይድርበት፡ መቅደስ፡ እንዲደረግለት፡ የእግዚአብሔርን፡ ቃል፡ ነገራቸው።
31 ሕዝቡም እግዚአብሔር በሙሴ በኩል በነገራቸው መልካም ነገር ሁሉ እጅግ ደስ አላቸው፤ እግዚአብሔርም የተናገረህን ሁሉ እናደርጋለን አሉ።
32 ሕዝቡም እንደ አንድ ሰው ተነሡ፥ ለእግዚአብሔርም መቅደስ የልግስና መሥዋዕት አቀረቡ፥ እያንዳንዱም ለመቅደስ ሥራና ለአገልግሎቱ ሁሉ የእግዚአብሔርን መባ አቀረበ።
33፤ የእስራኤልም፡ ልጆች፡ ኹሉ፡ ለእግዚአብሔር፡ መቅደስ፡ ሥራ፡ ከተገኘው፡ ኹሉ፡ ወርቅ፡ ብርና፡ ናስ፡ ኹሉ፡ ለመቅደስ፡ የሚገለገሉትን፡ ኹሉ፡ አመጡ።
34፤ የሠሩት፡ ጠቢባንም፡ ኹሉ፡ መጡ፥ እግዚአብሔርም፡ እንዳዘዘው፡ ኹሉ፡ በተሠራበት፡ ሥራ፡ ኹሉ፡ የእግዚአብሔርን፡ መቅደስ፡ አደረጉ። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው በልባቸው ጠቢባን ሁሉ መቅደሱንና ዕቃውን፥ የተቀደሰውንም ዕቃ ሁሉ ሠሩ።
35፤ የማደሪያው፡ መቅደስ፡ ሥራ፡ ከአምስት፡ ወር፡ ፍጻሜ፡ ድረስ፡ በኋላ፡ ተፈጸመ፤ የእስራኤልም፡ ልጆች፡ እግዚአብሔር፡ ሙሴን፡ ያዘዘውን፡ ኹሉ፡ አደረጉ።
36 መቅደሱንና ዕቃውንም ሁሉ ወደ ሙሴ አመጡ። እግዚአብሔር ለሙሴ እንዳሳየው የእስራኤልም ልጆች እንዲሁ አደረጉ።
37 ሙሴም ሥራውን አየ፥ እነሆም እግዚአብሔር እንዳዘዘው አደረጉት፤ እንዲሁ ሙሴ ባረካቸው።

ምዕራፍ 83

1 በአሥራ ሁለተኛውም ወር ከወሩም በሀያ ሦስተኛው ቀን ሙሴ አሮንንና ልጆቹን ወሰደ፥ ልብሳቸውንም አለበሳቸው፥ ቀባቸውም፥ እግዚአብሔርም እንዳዘዘው አደረገባቸው፥ ሙሴም አወጣቸው። እግዚአብሔር በዚያ ቀን ያዘዘውን ቍርባን ሁሉ።
2 ሙሴም አሮንንና ልጆቹን ወስዶ፡ — እንዲሁ ታዝዣለሁና ሰባት ቀን ያህል በድንኳኑ ደጃፍ ተቀመጡ፡ አላቸው።
3 አሮንና ልጆቹም እግዚአብሔር በሙሴ እጅ ያዘዛቸውን ሁሉ አደረጉ፥ በማደሪያውም ደጃፍ ሰባት ቀን ተቀመጡ።
4 ፤ በስምንተኛውም ቀን በመጀመሪያው ወር ከወሩም በመጀመሪያው ቀን እስራኤላውያን ከግብፅ በወጡ በሁለተኛው ዓመት ሙሴ መቅደሱን ሠራ፥ ሙሴም የማደሪያውን ዕቃ ሁሉ የመቅደሱንም ዕቃ ሁሉ አቆመ። ፤ እግዚአብሔርም ያዘዘውን ሁሉ አደረገ።
5 ሙሴም አሮንንና ልጆቹን ጠርቶ የሚቃጠለውን መሥዋዕትና የኃጢአትን መሥዋዕት ለራሳቸውና ለእስራኤል ልጆች አቀረቡ።
6 በዚያም ቀን ሁለቱ የአሮን ልጆች ናዳብና አብዩድ ሌላ እሳት ወስደው ባላዘዙአቸው በእግዚአብሔር ፊት አቀረቡ፤ እሳትም ከእግዚአብሔር ፊት ወጥታ በላቻቸው፥ በእግዚአብሔርም ፊት ሞቱ። እዚ ቀን።
7 ሙሴም መቅደሱን ለመሥራት በፈጸመበት ቀን የእስራኤል ልጆች አለቆች መሠዊያውን ለመቀደስ መባቸውን በእግዚአብሔር ፊት ያቀርቡ ጀመር።

8፤ እያንዳንዱም አለቃ ለአንድ ቀን መባአቸውን አመጡ፤ በየቀኑ አንድ አለቃ ለአሥራ ሁለት ቀን።

9 ያመጡትንም ቍርባን ሁሉ በየዘመኑ፥ አንድ መቶ ሠላሳ ሰቅል ሚዛን አንድ የብር ሳህን፥ እንደ መቅደሱ ሰቅል ሚዛን ሰባ ሰቅል የሆነ አንድ የብር ሳህን፥ ሁለቱም በዘይት የተለወሰ መልካም ዱቄት የሞላባቸው ነበሩ።
የስጋ መስዋዕት.

10 ዕጣንም የሞላበት አሥር ሰቅል ወርቅ የሆነ አንድ ጭልፋ።

11 ለሚቃጠል መሥዋዕት አንድ ወይፈን፥ አንድ አውራ በግ፥ አንድ የአንድ ዓመት ጠቦት።

12 ለኃጢአትም መሥዋዕት አንድ የፍየል ጠቦት።

13 ለደኅንነትም መሥዋዕት ሁለት በሬዎች፥ አምስት አውራ በጎች፥ አምስት አውራ ፍየሎች፥ አምስት የአንድ ዓመት ተባት የበግ ጠቦቶች።

14 እንዲሁ አሥራ ሁለቱ የእስራኤል አለቆች እያንዳንዱ በየዕለቱ በየዕለቱ ያደርጉ ነበር።

15 ከዚህም በኋላ ከወሩም በአሥራ ሦስተኛው ቀን ሙሴ የእስራኤልን ልጆች ፋሲካን ያደርጉ ዘንድ አዘዘ።

16 የእስራኤልም ልጆች ከወሩ በአሥራ አራተኛው ቀን ፋሲካን በጊዜው አደረጉ፤ እግዚአብሔር ሙሴን እንዳዘዘ የእስራኤልም ልጆች እንዲሁ አደረጉ።

17 በሁለተኛውም ወር በመጀመሪያው ቀን እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው።

18 ከሀያ ዓመት ጀምሮ ከዚያም በላይ የሆናችሁትን የእስራኤልን ልጆች የወንዶች አለቆች ሁሉ አንተና ወንድምህ አሮን አሥራ ሁለቱን የእስራኤል አለቆች ቍጠር።

19 ሙሴም እንዲሁ አደረገ፤ አሮንም ከአሥራ ሁለቱ የእስራኤል አለቆች ጋር መጣ፥ የእስራኤልንም ልጆች በሲና ምድረ በዳ ቈጠሩአቸው።

20 የእስራኤልም ልጆች ቍጥር በየአባቶቻቸው ቤቶች ከሀያ ዓመት ጀምሮ ከዚያም በላይ ያሉት ስድስት መቶ ሦስት ሺህ አምስት መቶ አምሳ ነበሩ።

21 የሌዊም ልጆች ከወንድሞቻቸው ከእስራኤል ልጆች ጋር አልተቈጠሩም።

22 የእስራኤልም ልጆች ወንዶች ከአንድ ወር ጀምሮ ከዚያም በላይ ያሉት ቍጥር ሀያ ሁለት ሺህ ሁለት መቶ ሰባ ሦስት ነበሩ።

23 ከአንድ ወር ጀምሮ ከዚያም በላይ ያሉት የሌዊ ልጆች ቍጥር ሀያ ሁለት ሺህ ነበሩ።

24፤ እግዚአብሔርም፡ ሙሴን፡ እንዳዘዘው፡ ሙሴ፡ ካህናቱንና፡ ሌዋውያኑን፡ የማደሪያውን፡ መቅደስ፡ ያገለግሉ፡ ዘንድ፡ እያንዳንዱን፡ ለአገልግሎትና፡ ሸክሙ፡ አደረገ።

25 ከወሩም በሀያኛው ቀን ደመናው ከምስክሩ ድንኳን ተወሰደ።

26፤ በዚያን፡ ጊዜ፡ የእስራኤል፡ ልጆች፡ ከሲና፡ ምድረ፡ በዳ፡ ተጕዘው፡ የሦስት፡ ቀን፡ ጕዞ፡ ኼዱ፥ ደመናውም፡ በፋራን፡ ምድረ፡ በዳ፡ ላይ፡ ዐረፈ። ይበሉም ዘንድ መብል ስላለመኑት እግዚአብሔርን አስቆጥተው ነበርና በዚያ የእግዚአብሔር ቍጣ በእስራኤል ላይ ነደደ።

27፤ እግዚአብሔርም፡ ድምጻቸውን፡ ሰማ፥ የበሉትንም፡ አንድ፡ ወር፡ መብል፡ ሰጣቸው።

28፤ ከዚህም፡ በኋላ፡ የእግዚአብሔር፡ ቍጣ፡ ነደደባቸው፥ ታላቅም፡ መታቸው፥ በዚያም፡ ስፍራ፡ ተቀበሩ።

29፤ የእስራኤልም፡ ልጆች፡ የዚያን፡ ስፍራ፡ ስፍራ፡ ቀብሮት፡ ሐታዓ፡ ብለው፡ ጠሩት፤ ሥጋ፡ የለመዱትን፡ ሕዝብ፡ በዚያ፡ ቀብረው፡ ነበር።

30 ከቀብሮት ሀጣዋም ተጕዘው በፋራን ምድረ በዳ ባለችው በሐጼሮት ሰፈሩ።

31፤ የእስራኤልም፡ ልጆች፡ በሐጼሮት፡ ሳሉ፡ የእግዚአብሔር፡ ቍጣ፡ በሙሴ፡ ላይ፡ በማርያም፡ ላይ
ነድዶ፡ ነበር፥ ርሷም፡ ለምጻም፡ ኾነች፥ እንደበረዶም፡ ነጭ፡ ኾነ።

32 ከለምጹም በኋላ እስክትመለስ ድረስ ከሰፈሩ ውጭ ሰባት ቀን ያህል ተዘግታ ኖረች።

33 ከዚያም የእስራኤል ልጆች ከሐጼሮት ተነሥተው በፋራን ምድረ በዳ መጨረሻ ሰፈሩ።

34፤ በዚያን፡ ጊዜ፡ እግዚአብሔር፡ ሙሴን፡ ተናገረው፡ ከእስራኤል፡ ልጆች፡ አንድ፡ ሰው፡ ወደ፡ ነገድ፡ ኼዱና፡ የከነዓን፡ ምድር፡ እንዲሰልሱ፡ ዐሥራ፡ ኹለት፡ ሰዎች፡ እንዲልክ፡ ተናገረው።

35 ሙሴም አሥራ ሁለቱን ሰዎች ልኮ ወደ ከነዓን ምድር መጡ መረመሩትም፥ ከሲንም ምድረ በዳ ጀምሮ እስከ ካሞት በመጣህ ጊዜ ምድሪቱን ሁሉ ጎበኙ።

36 ከአርባ ቀንም በኋላ ወደ ሙሴና ወደ አሮን መጡ፥ በልባቸውም እንዳለ ነገሩት፤ አሥሩም ሰዎች ከመረመሩባት ምድር ለእስራኤል ልጆች ክፉ ወሬ አወሩ። ወደዚች ምድር ነዋሪዎቿን ወደምታጠፋ ምድር ከመሄድ ወደ ግብፅ ብንመለስ ይሻለናል።

37 ምድሪቱንም ከሰለሉት የነበሩት የነዌ ልጅ ኢያሱና የዮፎኒ ልጅ ካሌብ፡ — ምድሪቱ እጅግ መልካምናት አሉ።

38፤ እግዚአብሔር፡ ደስ፡ እንደ፡ ኾነ፡ ወደዚች፡ ምድር፡ ያገባናል፥ ይሰጣናልም፥ ወተትና ማር የምታፈስስ አገር ናትና።

39 የእስራኤልም ልጆች አልሰሙአቸውም፥ ስለ ምድሪቱም ክፉ ወሬ ያወሩትን የአሥሩን ሰዎች ቃል ሰሙ።

40፤ እግዚአብሔርም፡ የእስራኤልን፡ ልጆች፡ ማንጐራጐር፡ ሰማ፥ ተቈጣም፥ እንዲህም፡ ብሎ፡ ማለ።

41 ከሀያ ዓመት ጀምሮ ከዚያም በላይ ያለው ከዚህ ክፉ ትውልድ አንድ ሰው ምድሪቱን አያይም፤ ከዮፎኒ ልጅ ከካሌብና ከነዌ ልጅ ከኢያሱ በቀር።

42 ነገር ግን ይህ ክፉ ትውልድ በእውነት በዚህ ምድረ በዳ ይጠፋል፥ ልጆቻቸውም ወደ ምድሪቱ ይመጣሉ፥ ይወርሳሉምማል። የእግዚአብሔርም ቍጣ በእስራኤል ላይ ነደደ፥ እግዚአብሔርንም ስላልተከተሉ አርባ ዓመት እስከ ክፉው ትውልድ ፍጻሜ ድረስ በምድረ በዳ ተቅበዘበዙ።

43 ሕዝቡም በፋራን ምድረ በዳ ብዙ ጊዜ ተቀመጡ፥ ከዚያም በኋላ በቀይ ባሕር መንገድ ወደ ምድረ በዳ ሄዱ።

ምዕራፍ 84

1 በዚያን ጊዜ የሌዊ ልጅ የቀዓት ልጅ የየጽር ልጅ ቆሬ ከእስራኤል ልጆች ብዙ ሰዎችን ወሰደ፥ ተነሥተውም ከሙሴና ከአሮን ከማኅበሩም ሁሉ ጋር ተጣሉ።
2፤ እግዚአብሔርም፡ በእነርሱ፡ ተቈጣ፥ ምድርም፡ አፏን፡ ከፍታ፡ እነርሱን፡ ቤቶቻቸውንና ፡ የእነርሱን፡ ያላቸውን ሁሉ፥ የቆሬም፡ ሰዎች፡ ኹሉ፡ ዋጠቻቸው።
3፤ ከዚህም፡ በኋላ፡ እግዚአብሔር፡ ሕዝቡን፡ በሴይር፡ ተራራ፡ መንገድ፡ ብዙ፡ ጊዜ፡ አዘራቸው።
4 በዚያን ጊዜ እግዚአብሔር ሙሴን አለው፡ — በዔሳው ልጆች ላይ አትዋጋ፤ እኔ ሰጥቻቸዋለሁና የእግሩ ጫማ የሚረግጠውን ያህል ከነሱ አንዳች አልሰጥምና። የሴይር ተራራ ለዔሳው ርስት ነው።
5፤ ስለዚህ፡ የዔሳው፡ ልጆች፡ ከሴይር፡ ልጆች ፡ ጋራ፡ በቀድሞ፡ ጊዜ፡ ተዋጉ፡ እግዚአብሔርም፡ የሴይርን፡ ልጆች፡ በዔሳው፡ ልጆች፡ እጅ ፡ አሳልፎ፡ አጠፋቸው፥ የዔሳውም፡ ልጆች፡ በቤታቸው፡ ተቀመጡ። እስከ ዛሬ ድረስ።
6፤ እግዚአብሔርም፡ የእስራኤልን፡ ልጆች፡ እንዲህ፡ አላቸው፡ ከወንድሞቻችሁ፡ ከዔሳው፡ ልጆች፡ አትዋጉ፡ በምድራቸው፡ የእናንተ፡ አይደለችም፡ ነገር፡ ግን፥ በገንዘብ፡ መብል፡ ግዛችሁ፡ ብሉ፥ ከእነርሱም፡ ውሃ፡ ግዟቸው። ለገንዘብ እና ጠጣው.
7 የእስራኤልም ልጆች እንደ እግዚአብሔር ቃል አደረጉ።
8 የእስራኤልም ልጆች በሲና ተራራ መንገድ ብዙ ዘመን ዘሩ በምድረ በዳ ዘሩ የዔሳውንም ልጆች አልነኩም በዚያም አገር አሥራ ዘጠኝ ዓመት ያህል ተቀመጡ።
9 በነገሠ በአርባ አምስተኛው ዓመት የኪቲም ልጆች ንጉሥ ላቲኖስ ሞተ፤ እርሱም የእስራኤል ልጆች ከግብፅ በወጡ በአሥራ አራተኛው ዓመት ነው።
10 በኪቲም ምድር ለራሱ በሠራው ስፍራ ቀበሩት፤ አቢምናስም በእርሱ ፋንታ ሠላሳ ስምንት ዓመት ነገሠ።
11፤ በዚያም ወራት የእስራኤል ልጆች ከአሥራ ዘጠኝ ዓመት በኋላ የዔሳው ልጆችን ድንበር አለፉ፥ መጥተውም በሞዓብ ምድረ በዳ መንገድ አለፉ።
12 እግዚአብሔርም ሙሴን አለው፡ — ሞዓብን አትከብብባቸው፥ አትዋጋቸውም፥ እኔ ከምድራቸው ምንም አልሰጥህምና።
13 የእስራኤልም ልጆች አሥራ ዘጠኝ ዓመት በሞዓብ ምድረ በዳ መንገድ አለፉ፥ አልተዋጉአቸውምም።
14 የእስራኤልም ልጆች ከግብፅ በወጡ በሠላሳ ስድስተኛው ዓመት እግዚአብሔር የአሞራውያንን ንጉሥ የሴዎንን ልብ መታው፥ ወጋም፥ የሞዓብንም ልጆች ሊወጋ ወጣ።
15 ሴዎንም በሴዎን እጅ ይሰጥ ዘንድ ሞዓብን ይረግሙ ዘንድ ወደ በለዓም ልጅ ወደ በለዓም ልጅ ወደ ዮናስ ልጅ ወደ ቤዖር፥ የግብፅም ንጉሥ አማካሪ ለልጁም ወደ በለዓም መልእክተኞችን ላከ።
16 መልእክተኞቹም ሄደው የዮናስን ልጅ ቤዖርንና ልጁን በለዓምን በሜሶጶጣሚያ ከጴቶር አመጡአቸው፤ ቤዖርና ልጁ በለዓምም ወደ ሴዎን ከተማ መጡ፥ በንጉሡም ንጉሥ በሴዎን ፊት ሞዓብንና ንጉሣቸውን ሰደቡ። አሞራውያን።
17 ሴዎንም ከሠራዊቱ ሁሉ ጋር ወጣ፥ ወደ ሞዓብም ሄደ፥ ተዋጋቸውም፥ አስገዛቸውም፥ እግዚአብሔርም በእጁ አሳልፎ ሰጣቸው፥ ሴዎንም የሞዓብን ንጉሥ ገደለ።
18 ሴዎንም የሞዓብን ከተሞች በሰልፍ ያዘ። ሐሴቦንን ከሞዓብ ከተሞች አንዲቱ ነበረችና ሐሴቦንን ከእነርሱ ወሰደ፤ ሴዎንም መኳንንቱንና መኳንንቱን በሐሴቦን አስቀመጠ፤ በዚያም ወራት ሐሴቦን የሴዎን ነበረች።
19፤ ስለዚህ ምሳሌ ተናጋሪዎቹ ቤዖርና ልጁ በለዓም፡- ወደ ሐሴቦን ኑ፥ የሴዎንም ከተማ ተሠርታ ትጸናለች።
20 ለሞዓብ ወዮልህ! የከሞሽ ሕዝብ ሆይ ጠፍተሃል! እነሆ በእግዚአብሔር ሕግ መጽሐፍ ላይ ተጽፎአል።
21 ሴዎንም ሞዓብን ድል ባደረገ ጊዜ ከሞዓብ በወሰዳቸው ከተሞች ዘበኞችን አኖረ፤ ከሞዓብም ልጆች ብዙ ሰዎች በሴዎን እጅ በሰልፍ ወደቁ፥ ልጆችንና ልጆችንም ብዙ ማረካቸው። ንጉሣቸውንም ገደለ። ሴዎንም ወደ አገሩ ተመለሰ።
22 ሴዎንም ለቢዖርና ለልጁ ለበለዓም ብዙ የብርና የወርቅ ስጦታ ሰጠ፥ አሰናበታቸውም፥ ወደ ቤታቸውና ወደ አገራቸውም ወደ መስጴጦምያ ሄዱ።
23፤ በዚያን፡ ጊዜ፡ የእስራኤል፡ ልጆች፡ ኹሉ ፡ ከሞዓብ፡ ምድረ፡ በዳ፡ መንገድ፡ አልፉ፥ ተመልሰውም
የኤዶምያስን፡ ምድረ፡ በዳ፡ ከበቧት።
24 ማኅበሩም ሁሉ ከግብፅ በወጡ በአርባኛው ዓመት በመጀመሪያው ወር ወደ ሲን ምድረ በዳ መጡ፤ የእስራኤልም ልጆች በሲን ምድረ በዳ በቃዴስ ተቀመጡ፤ ማርያምም በዚያ ሞተች፥ በዚያም ተቀበረች። .
25 በዚያን ጊዜ ሙሴ ወደ ኤዶምያስ ንጉሥ ወደ ሃዳድ እንዲህ ሲል መልእክተኞችን ላከ። ወንድምህ እስራኤል እንዲህ ይላል፡ — በምድርህ አልፍ ዘንድ እባክህ፥ በእርሻና በወይኑ ቦታ አናልፍም፥ የጉድጓዱንም ውኃ አንጠጣም፤ የጉድጓዱንም ውኃ አንጠጣም። በንጉሥ መንገድ እንሄዳለን።
26፤ ኤዶምያስም፡- በአገሬ፡ አትለፍ፥ ኤዶምያስም፡ የእስራኤልን፡ ልጆች፡ ከብዙ፡ ሕዝብ፡ ጋራ፡ ሊገናኝ፡ ወጣ።
27፤ የዔሳውም፡ ልጆች፡ የእስራኤልን፡ ልጆች ፡ በምድራቸው፡ እንዳያልፍ፡ እንቢ፡ አሉ፥ እስራኤላውያንም፡ ከእነርሱ፡ ተራቁ፥ አልወጋቸውም።
28፤ እግዚአብሔር፡ ከዚህ፡ በፊት፡ የእስራኤልን፡ ልጆች፡ እንዲህ፡ ብሎ፡ አዝዟቸው፡ ነበርና፡ እንዲህ፡ ብሎ፡ አዝዟቸው፡ ነበርና፡ ከዔሳው፡ ልጆች፡ ጋራ፡ አትዋጉ፡ ስለዚህ፡ እስ

ራኤላውያን፡ ከእነርሱ፡ ራቁ፡ አልወጋቸውምም።
29 የእስራኤልም ልጆች ከቃዴስ ተነሡ፥ ሕዝቡምሁሉ ወደ ሖር ተራራ መጡ።
30 በዚያን ጊዜ እግዚአብሔር ሙሴን አለው፡ — ለእስራኤል ልጆች ወደ ሰጠኋት ምድር አይመጣምና በዚያ እንዲሞት ለወንድምህ ለአሮን ንገረው።
31፤ አሮንም በእግዚአብሔር ትእዛዝ በአርባኛው ዓመት በአምስተኛው ወር ከወሩም በመጀመሪያው ቀን ወደ ሖር ተራራ ወጣ።
32 አሮንም በሖር ተራራ በሞተ ጊዜ የመቶ ሀያ ሦስት ዓመት ጉልማሳ ነበረ።

ምዕራፍ 85

1 በደቡብም የተቀመጠው ከነዓናዊው አራድ ንጉሥ እስራኤላውያን በሰላዮች መንገድ እንደ መጡ ሰማ፥ እስራኤላውያንንም ይዋጋ ዘንድ ሠራዊቱን አሰለፈ።
2፤ የእስራኤልም፡ ልጆች፡ እጅግ፡ ፈሩት፥ ታላቅና፡ ብዙ፡ ሠራዊት፡ ነበረው፥ ስለዚህ፡ የእስራኤል፡ ልጆች፡ ወደ፡ ግብጽ፡ ይመለሱ፡ አሰቡ።
3፤ የእስራኤልም፡ ልጆች፡ ከንጉሡ፡ ዐራድ፡ የተነሣ፡ እጅግ፡ ፈርተው፡ ነበርና፡ የሦስት፡ ቀን፡ መንገድ፡ ርቆ፡ ወደ፡ ማሳራት፡ ቢኒ፡ ያቆን፡ ተመለሱ።
4፤ የእስራኤልም፡ ልጆች፡ ወደ፡ ስፍራቸው፡ መመለስ፡ አልፈለጉ፥ በቤንያቆንም፡ ሠላሳ፡ ቀን፡ ተቀመጡ።
5 የሌዊም ልጆች የእስራኤል ልጆች ወደ ኋላ እንዳይመለሱ ባዩ ጊዜ ስለ እግዚአብሔር ቀንተውተነሥተው ወንድሞቻቸውን ከእስራኤል ልጆች ጋር ተዋጉ፥ ብዙም ሥጋ ገደሉአቸው፥ አስገደዱአቸውም። ወደ ቦታቸው ይመለሱ ዘንድ ሖር ተራራ።
6 በተመለሱም ጊዜ ንጉሡ አራድ ከእስራኤል ልጆች ጋር እንዲዋጋ ሠራዊቱን አዘጋጀ።
7 እስራኤልም፡- ይህን ሕዝብ በእጄ አሳልፈህ ከሰጠኸው ከተሞቻቸውን ፈጽሞ አጠፋለሁ፡ ብሎ ስእለት ተሳለ።
8 እግዚአብሔርም የእስራኤልን ቃል ሰማ፥ ከነዓናውያንንም በእጃቸው አሳልፎ ሰጣቸው፥ እነርሱንና ከተሞቻቸውንም ፈጽሞ አጠፋቸው፥ የዚያንም ቦታ ስም ሖርማ ብሎ ጠራው።
9 የእስራኤልም ልጆች ከሖር ተራራ ተጉዘው በኦቦት ሰፈሩ፥ ከኦቦትም ተጉዘው በሞዓብ ድንበር ባለችው በኢይአባሪም ሰፈሩ።
10፤ የእስራኤልም፡ ልጆች፡ ወደ፡ ሞዓብ፡ ላኩ፡ እንዲህ፡ ብሎ፡ ላኩ። የአሞራውያን ንጉሥ ሴዎን እንዳደረገላቸው የእስራኤልም ልጆች ምድራቸውን እንደ ወሰደ ብዙዎቹንም ገደለ።
11 ስለዚ፡ ሞኣብ እስራኤላውያን ኣብ ምድሪ ኸለዉ፡ ንእስራኤላውያን ንእስራኤላውያን፡ ንእስራኤላውያን፡ ንእስራኤላውያን፡ ንእስራኤላውያን፡ ንእስራኤላውያን ካብ ሞኣብ ተኣከቡ።
12 የእስራኤልም ልጆች ከሞዓብ ድንበር ተጉዘው በሞዓብና በአሞራውያን መካከል ወዳለው ወደ አርኖን ማዶ በሞዓብ ድንበር መጡ፤ በአሞራውያን ንጉሥ በሴዎንም ድንበር ሰፈሩ። የቄዴሞት ምድረ በዳ።
13 የእስራኤልም ልጆች ወደ አሞራውያን ንጉሥ ወደ ሴዎን።
14፤ በምድርኽ፡ እንለፍ፥ ወደ፡ እርሻ፡ ወደ፡ ወይንም፡ አትክልት፡ አንዘርም፤ ድንበርኽን፡ እስክንልፍ፡ ድረስ፡ በንጉሡ፡ መንገድ፡ እንኼዳለን፤ ሴዎን ግን እስራኤላውያን እንዲያልፉ አልፈቀደላቸውም።
15 ሴዎንም የአሞራውያንን ሕዝብ ሁሉ ሰብስቦ የእስራኤልን ልጆች ሊቀበል ወደ ምድረ በዳ ወጣ፥ በያሐጽም ከእስራኤል ጋር ተዋጋ።
16፤ እግዚአብሔርም፡ የአሞራውያንን፡ ንጉሥ፡ ሴዎንን፡ በእስራኤል፡ ልጆች፡ እጅ፡ አሳልፎ፡ አሳልፎ፡ ሰጣቸው፤ እስራኤልም፡ የሴዎንን፡ ሕዝብ፡ ኹሉ፡ በሰይፍ ስለት፡ መታቸው፥ የሞዓብን፡ ነገር፡ ተበቀላቸው።
17፤ የእስራኤልም፡ ልጆች፡ የሴዎንን፡ ምድር፡ ከሰርያ፡ እስከ፡ ያቦቅ፡ ድረስ፡ ለአሞን፡ ልጆች፡ ወረሱ፡ የከተሞቹንም ምርኮ ሁሉ ወሰዱ።
18 እስራኤልም እነዚህን ከተሞች ሁሉ ወሰደ፥ እስራኤልም በአሞራውያን ከተሞች ሁሉ ተቀመጡ።
19 የእስራኤልም ልጆች ሁሉ ከአሞን ልጆች ጋር ሊወጉ ምድራቸውንም ይወስዱ ዘንድ አሰቡ።
20፤ እግዚአብሔርም፡ የእስራኤልን፡ ልጆች፡ አላቸው፡- የአሞንን፡ ልጆች፡ አትክበብባቸው፥ አትውጋቸውም፤ ከምድራቸው፡ ምንም፡ አልሰጥህምና፥ የእስራኤልም፡ ልጆች፡ የእግዚአብሔርን፡ ቃል፡ ሰሙ። ከአሞንም ልጆች ጋር አልተዋጋም።
21፤ የእስራኤልም፡ ልጆች፡ ተመለሱ፥ በባሳንም፡ መንገድ፡ ወደ፡ ባሳን፡ ንጉሥ፡ ዐግ፡ አገር ወጡ፥ የባሳንምም፡ ንጉሥ፡ ዐግ፡ እስራኤላውያንን፡ ሊጋጠማቸው፡ ወጣ፤ ብዙ፡ ኀያላን፡ ሰዎችም፡ ከርሱ፡ ጋራ፡ ነበሩ። ከአሞራውያን ሕዝብ እጅግ የበረታ ኃይል ነበረ።
22 የባሳንም ንጉሥ ዐግ እጅግ ኃያል ሰው ነበረ፤ ልጁ ናዖን ግን እጅግ ኃያል ነበረ፥ ከእርሱም ይልቅ በረታ።
23፤ ዐግም፡ በልቡ፡ እንዲህ፡ አለ፡- እንሆ፥ የእስራኤል፡ ሰፈር፡ ኹሉ፡ ከሦስት፡ ፋርስ፡ ይደርሳሉ፡ አሁን፡ ያለሰይፍና፡ ጦር፡ አንድ ጊዜ፡ እመታቸዋለሁ።
24 ዖግም ወደ ያሀዝ ተራራ ወጣ፥ ርዝመቱም ሦስት ሳንቲም ያለውን አንድ ትልቅ ድንጋይ ወሰደ፥ በራሱም ላይ አኖረው፥ የእስራኤልንም ልጆች ሁሉ ሊመታ በእስራኤል ልጆች ሰፈር ላይ ሊጥል አሰበ። ከዛ ድንጋይ ጋር.
25፤ የእግዚአብሔርም፡ መልአክ፡ መጥቶ፡ ድንጋዩን፡ በዐግ፡ ራስ፡ ላይ፡ ወጋው፥ ድንጋዩም፡ በዐግ፡ አንገት፡ ላይ፡ ወደቀ፥ ዐግም፡ በአንገቱ፡ ላይ ስላለው፡ ድንጋዩ፡ ክብደት፡ ወደ ምድር፡ ወደቀ።
26 በዚያን ጊዜ እግዚአብሔር የእስራኤልን ልጆች፡ — እርሱንና ሕዝቡን ሁሉ ምድሩንም ሁሉ በእጅህ አሳልፌ ሰጥቻችኋለሁና

አትፍሩ፡ በሴዎንም እንዳደረጋችሁት በእርሱ ላይ ታደርጋላችሁ፡ አላቸው።

27፤ ሙሴም፡ ከእስራኤል፡ ልጆች፡ ከጥቂት፡ ሕዝብ፡ ጋራ፡ ወደ፡ ርሱ፡ ወረደ፤ ሙሴም፡ ዐግንን፡ በበትር፡ በእግሩ፡ ቁርጭምጭሚት፡ መታ፡ ገደለው።

28፤ ከዚያም፡ በኋላ፡ የእስራኤል፡ ልጆች፡ የዐግን፡ ልጆችና፡ ሕዝቡን፡ ኹሉ፡ አሳደዱ፥ ደበደቡአቸውም፡ አጠፉአቸውም።

29 ከዚያም ሙሴ ከእስራኤል ልጆች አንዳንዶቹን ኢያዜርን እንዲሰልሉ ላከ፤ ኢያዜር በጣም ታዋቂ ከተማ ነበረችና።

30 ሰላዮቹም ወደ ኢያዜር ሄደው መረመሩት፤ ሰላዮቹም በእግዚአብሔር ታመኑ፥ ከኢያዜርም ሰዎች ጋር ተዋጉ።

31 እነዚህም ሰዎች ኢያዜርንና መንደሮችዋን ወሰዱ፥ እግዚአብሔርም በእጃቸው አሳልፎ ሰጣቸው፥ በዚያም የነበሩትን አሞራውያንን አባረሩ።

32 የእስራኤልም ልጆች የሁለቱን የአሞራውያንን ነገሥታት ምድር፥ በዮርዳኖስ ማዶ የነበሩትን ስድሳ ከተሞችን ከአርኖን ሸለቆ እስከ ኤርማን ተራራ ድረስ ወሰዱ።

33፤ የእስራኤልም፡ ልጆች፡ ተጉዘው፡ በዮርዳኖስ፡ ማዶ፡ ኢያሪኮ፡ ፊት፡ ወዳለው፡ ወደ ሞዓብ፡ ሜዳ፡ መጡ።

34 የሞዓብም ልጆች የእስራኤል ልጆች በሁለቱ በአሞራውያን ነገሥታት በሴዎንና በዐግ ላይ ያደረጉትን ክፉ ነገር ሁሉ ሰሙ፤ የሞዓብም ሰዎች ሁሉ እስራኤላውያንን እጅግ ፈሩ።

35 የሞዓብም ሽማግሌዎች፡ — እነሆ፥ ሁለቱ የአሞራውያን ነገሥታት ሴዎንና ዐግ ከምድር ነገሥታት ሁሉ ይልቅ ኃያላን የነበሩት የእስራኤልን ልጆች ሊቃወሙ አልቻሉም፤ እንግዲህ በፊታቸው እንዴት እንቆማለን?

፴፮ በእውነት በምድራችን እንድንያልፍ በመንገዳቸው ቀድመው መልእክት ልከውልናል፣ እናም እኛ አንፈቅድላቸውም፣ አሁን በከባድ ሰይፋቸው ይመልሱናል እናም ያጠፉናል፤ ሞዓብም ስለ እስራኤል ልጆች ተጨነቀ፥ እጅግም ፈሩአቸው፥ በእስራኤልም ልጆች ላይ የሚደረገውን ተማከሩ።

37፤ የሞዓብም፡ ሽማግሌዎች፡ ተማክረው፡ ከሰዎቻቸው፡ የሞዓባዊውን፡ የሴፎርን፡ ልጅ፡ ባላቅን፡ ወሰዱ፥ በዚያም፡ ጊዜ፡ አነገሡ፡ ባላቅም፡ ጠቢብ፡ ሰው፡ ነበረ።

38 በሞዓብና በምድያም መካከል ከኤዶም ንጉሥ ከከባዳድ ልጅ ከሃዳድ ዘመን ጀምሮ ታላቅ ጦርነትና ጥል ነበረና የሞዓብ ሽማግሌዎች ተነሥተው ከእነርሱ ጋር ታረቁ ዘንድ ወደ ምድያም ልጆች ላኩ። እስከ ዛሬም ድረስ ምድያምን በሞዓብ ሜዳ መታ።

39 የሞዓብም ልጆች ወደ ምድያም ልጆች ላኩ፥ ከእነርሱም ጋር ታረቁ፥ የምድያምም ሽማግሌዎች ስለ ምድያም ልጆች ሰላም ለማድረግ ወደ ሞዓብ ምድር መጡ።

40፤ የሞዓብም፡ ሽማግሌዎች፡ ሕይወታቸውን፡ ከእስራኤል፡ ያድኑ፡ ዘንድ፡ የሚያደርጉትን ፡ የምድያምን፡ ሽማግሌዎች፡ መከሩ።

41፤ የሞዓብም ልጆች ሁሉ የምድያምን ሽማግሌዎች፡ — አሁንም የእስራኤል ልጆች በሬ የሜዳውን ሣር እንደሚላሰል በዙሪያችን ያሉትን ሁሉ ይልሳሉ፤ በሁለቱ ነገሥታትም ላይ እንዲሁ አደረጉ። ከእኛ የሚበልጡ አሞራውያን።

42 የምድያምም ሽማግሌዎች ሞዓብን አሉት፡ — የአሞራውያን ንጉሥ ሴዎን በተዋጋችሁ ጊዜ እናንተን አሸንፎ ምድራችሁን በወሰደ ጊዜ ወደ ዮናስ ልጅ ወደ ቤዖርና ወደ በለዓም እንደላከ ሰምተናል። የሜሶጶጣሚያ ልጅ፥ መጥተው ረገሙህ። ፤ ስለዚህ የሴዎን እጅ በእናንተ ላይ አሸነፋችኋችሁ፥ ምድራችሁንም ወሰደ።

43 አሁንም አንተ ደግሞ ወደ ልጁ ወደ በለዓም ላከ፤ እርሱ በአገሩ ገና ተቀምጧልና፥ መጥቶ የምትፈሩትንም ሕዝብ ሁሉ ይረግም ዘንድ ዋጋውን ስጠው። የሞዓብም ሽማግሌዎች ይህን ነገር በሰሙ ጊዜ ወደ የቢዖር ልጅ ወደ በለዓም ይልኩ ዘንድ ደስ አላቸው።

44 የሞዓብም ንጉሥ የሴፎር ልጅ ባላቅ።

45 እነሆ፥ ሕዝብ ከግብፅ ወጥቶአል፥ እነሆም፥ የምድርን ፊት ሸፈኑ፥ በእኔም ፊት አቆሙ።

46፤ አሁንምና ይህን ሕዝብ ለእኔ ርገምልኝ፤ እነርሱ ኃያላን ናቸውና ምናልባት ከእነርሱ ጋር በመዋጋት አሸንፌ አባርራቸዋለሁ፤ የምትባርከው የተባረከ እንደ ሆነ፥ የምትረግመውም የተረገመ እንደሆነ ሰምቻለሁና። .

47 የባላቅም መልእክተኞች ወደ በለዓም ሄደው ሞዓብን የሚወጉ ሕዝቡን እንዲረግም በለዓምን አመጡ።

48 በለዓምም እስራኤልን ሊረግም ወደ ባላቅ መጣ፤ እግዚአብሔርም በለዓምን፡- የተባረከ ነውና ይህን ሕዝብ አትርገም አለው።

49፤ ባላቅም፡ እስራኤልን፡ ይረግም፡ ዘንድ፡ በለዓምን፡ ቀን፡ ቀን፡ ለመነው፤ በለዓምም፡ ለበለዓም፡ ስለ፡ ተናገረው፡ የእግዚአብሔር ፡ ቃል፡ ባላቅን፡ አልሰማውም።

50 ባላቅም በለዓም ያልፈቀደውን ባየ ጊዜ ተነሥቶ ወደ ቤቱ ሄደ፤ በለዓምም ደግሞ ወደ አገሩ ተመለሰ፥ ከዚያም ወደ ምድያም ሄደ።

51 የእስራኤልም ልጆች ከሞዓብ ሜዳ ተጉዘው በዮርዳኖስ አጠገብ ከቤቴይሲሞት እስከ አቤልሺጢም ድረስ በሞዓብ ሜዳ ዳርቻ ሰፈሩ።

52 የእስራኤልም ልጆች በሰጢም ሜዳ በተቀመጡ ጊዜ ከሞዓብ ሴቶች ልጆች ጋር ያመነዝሩ ጀመር።

53 የእስራኤልም ልጆች ወደ ሞዓብ ቀረቡ፥ የሞዓብም ልጆች በእስራኤል ልጆች ሰፈር አንጻር ሰፈሩ።

54 የሞዓብም ልጆች የእስራኤልን ልጆች ፈሩ፤ የሞዓብም ልጆች ሴቶች ልጆቻቸውን ሁሉ ሚስቶቻቸውንም ያማረና ያማረ ልብስ ወሰዱ፥ በወርቅና በብር የከበረም ልብስ አለበሱአቸው።

55 የእስራኤልም ልጆች አይተው ወደ እነርሱ ተመልሰው ከሞዓብ ጋር እንዳይዋጉ የሞዓብ ልጆች እነዚያን ሴቶች በድንኳኖቻቸው ደጃፍ ላይ አስቀመጧቸው።

56 የሞዓብም ልጆች ሁሉ ይህን ነገር በእስራኤል ልጆች ላይ አደረጉ፤ እያንዳንዱም ሚስቱንና ሴት ልጁን በድንኳኑ ደጃፍ ላይ አኖረ፤ የእስራኤልም ልጆች ሁሉ

የሞዓብንና የሞዓብን ልጆች ነገር አዩ።
እስራኤልም ወደ ሞዓብ ሴቶች ልጆች ዘወር ብለው ተመኙአቸው፥ ወደ እነርሱም ሄዱ።
፶፯ እናም እንዲህ ሆነ አንድ ዕብራዊ ወደ ሞዓብ ድንኳን ደጃፍ በመጣ ጊዜ፣ የሞዓብን ሴት ልጅ አይቶ በልቡ ጠየቃት፣ እናም በድንኳኑ ደጃፍ ላይ የፈለገውን ሲነግራት የድንኳኑም ሰዎች ወጥተው ዕብራዊውን እንዲህ ብለው ይናገሩ ነበር።
፶፰ በእውነት ወንድማማቾች መሆናችንን ታውቃላችሁ፣ እኛ ሁላችን የሎጥ ዘሮች እና የወንድሙ የአብርሃም ዘሮች ነን፣ እንኪያስ ለምን ከእኛ ጋር አትቀሩም፣ እናም እንጀራችንንና መሥዋዕታችንን ለምን አትበሉም?
59፤ የሞዓብም፡ ልጆች፡ በንግግራቸው፡ እንዲሁ፡ አደነዝዘው፡ በሽንገላ፡ ቃላቸውም፡ አታለሉት፥ በድንኳኑም፡ ውስጥ፡ አስቀምጠው፡ አበስለው፡ ሠዉለት፥ ርሱም ከመሥዋዕታቸውና ከእንጀራቸው በላ።
60፤ የወይን ጠጅም ሰጡት፥ ጠጣም፥ ሰከረም፥ በፊቱም የተዋበች ቈነጃጅት አቀረቡለት፥ የወይን ጠጅ እንደ ጠጣ የሚያደርገውን አያውቅም ነበርና የወደደውን አደረገላት።
61፤ የሞዓብም፡ ልጆች፡ በዚያ፡ ስፍራ፡ በሰቲም፡ አድማድ፡ አድማድ፡ ላይ፡ ለእስራኤል፡ አደረጉ፤ ስለዚህም፡ ነገር፡ እግዚአብሔር፡ በእስራኤል፡ ላይ፡ ቍጣ፡ ነደደ፥ ቸነፈርንም ሰደደባቸው፥ ከእስራኤልም፡ ልጆች፡ ሀያ፡ ሞቱ። -አራት ሺህ ሰዎች.
62 ከስምዖንም ልጆች የሳሉ ልጅ ዘምሪ የሚባል አንድ ሰው ነበረ፤ እርሱም በእስራኤል ልጆች ሁሉ ፊት ከምድያማዊው ከሶር ልጅ ከሶር ልጅ ከነበረችው ከምድያማዊው ከኮስቢ ጋር አገናኘ።
63 የካህኑም የአሮን ልጅ የአልዓዛር ልጅ ፊንዓስ ዘምሪ ያደረገውን ክፉ ነገር ባየ ጊዜ፥ ጦር ወስዶ ተከተላቸው፥ ሁለቱንም ወጋቸው፥ ገደላቸውም፥ ቸነፈሩም ቀረ። የእስራኤል ልጆች።

ምዕራፍ 86

1 በዚያን ጊዜ ከቸነፈሩ በኋላ እግዚአብሔር ሙሴንና የካህኑን የአሮንን ልጅ አልዓዛርን እንዲህ ብሎ ተናገራቸው።
2 ከሀያ ዓመት ጀምሮ ከዚያም በላይ ያሉት የእስራኤልን ልጆች ማኅበር ሁሉ አለቆች ወደ ጭፍራ የሚወጡትን ሁሉ ቍጠር።
3 ሙሴና አልዓዛር የእስራኤልን ልጆች በየወገናቸው ቈጠሩ፤ የእስራኤልም ሁሉ ቍጥር ሰባት መቶ ሺህ ሰባት መቶ ሠላሳ ነበሩ።
4፤ ከአንድ ወርም ጀምሮ ከዚያም በላይ ያሉት የሌዊ ልጆች ቍጥር ሀያ ሦስት ሺህ ነበሩ፤ ከእነርሱም ሙሴና አሮን በሲና ምድረ በዳ ከተቈጠሩት አንድ ሰው አልነበረም።
5 እግዚአብሔር በምድረ በዳ እንደሚሞቱ ነግሮአቸው ነበርና፤ ሁሉም ሞቱ፤ ከዮፎኒ ልጅ ከካሌብና ከነዌ ልጅ ከኢያሱ በቀር ከእነርሱ አንድ ስንኳ አልቀረም።
6 ከዚህም በኋላ እግዚአብሔር ሙሴን አለው፡ — ለእስራኤል ልጆች የወንድሞቻቸውን የእስራኤልን ልጆች ክስ ምድያም ይበቀልላቸው ዘንድ ንገራቸው።
7 ሙሴም እንዲሁ አደረገ የእስራኤልም ልጆች ከመካከላቸው አሥራ ሁለት ሺህ ሰዎች አንድ ሺህ ለአንድ ነገድ መረጡ፥ ወደ ምድያምም ሄዱ።
8 የእስራኤልም ልጆች ከምድያም ጋር ተዋጉ፥ ወንዶቹንም ሁሉ ገደሉ፥ አምስቱን የምድያም አለቆች፥ የቢዖርንም ልጅ በለዓምን በሰይፍ ገደሉት።
9 የእስራኤልም ልጆች የምድያምን ሚስቶች ከሕፃናቶቻቸውና ከከብቶቻቸው ጋር ያላቸውንም ሁሉ ማርከው ወሰዱ።
10 ምርኮውንም ሁሉ ምርኮውንም ሁሉ ወሰዱ፥ ወደ ሙሴና ወደ አልዓዛርም በሞዓብ ሜዳ አመጡ።
11 ሙሴና አልዓዛር የማኅበሩም አለቆች ሁሉ በደስታ ሊቀበሏቸው ወጡ።
12 የምድያምን ምርኮ ሁሉ ከፋፈሉ፤ የእስራኤልም ልጆች ስለ ወንድሞቻቸው ስለ እስራኤል ልጆች ምድያም ተበቀሏቸው።

ምዕራፍ 87

1 በዚያን ጊዜ እግዚአብሔር ሙሴን አለው፡ — እነሆ፥ ዘመንህ ወደ ፍጻሜው ቀርቦአል፤ አሁንም የባሪያህን የነዌን ልጅ ኢያሱን ወስደህ በድንኳኑ ውስጥ አኖረው፥ እኔም አዝዘዋለሁ፥ ሙሴም እንዲሁ አደረገ።
2 እግዚአብሔርም በድንኳኑ ውስጥ በደመና ዓምድ ተገለጠ፥ የደመናውም ዓምድ በድንኳኑ ደጃፍ ቆመ።
3 እግዚአብሔርም የነዌን ልጅ ኢያሱን አዘዘው፡ — አይዞህ፥ የእስራኤልን ልጆች እሰጣቸው ዘንድ ወደ ማልሁላቸው ምድር ታደርጋቸዋለህና፥ እኔም ከአንተ ጋር እሆናለሁ።
4 ሙሴም ኢያሱን፡ — አይዞህ፥ የእስራኤልን ልጆች ምድሪቱን ታወርሳለህና፥ እግዚአብሔርም ከአንተ ጋር ይሆናል፥ አይተውህም፥ አይጥልህም፥ አትፍራ፥ አትደንግጥ።
5 ሙሴም የእስራኤልን ልጆች ሁሉ ጠርቶ፡ — አምላካችሁ እግዚአብሔር በምድረ በዳ ያደረገላችሁን መልካም ነገር ሁሉ አይታችኋል አላቸው።
6 አሁንም የዚህን ሕግ ቃሎች ሁሉ ጠብቁ፥ በአምላካችሁም በእግዚአብሔር መንገድ ኺዱ፥ እግዚአብሔር ካዘዛችሁም መንገድ ወደ ቀኝም ወደ ግራም አትመለሱ።
7 ሙሴም እግዚአብሔር እንዳዘዘው በምድሪቱ ላይ እንዲያደርጉ የእስራኤልን ልጆች ሥርዓትንና ፍርድን አስተማራቸው።
8 የእግዚአብሔርንም መንገድና ሕጉን አስተማራቸው። እነሆ በሙሴ እጅ ለእስራኤል ልጆች በሰጣቸው በእግዚአብሔር ሕግ መጽሐፍ ላይ ተጽፈዋል።
9 ሙሴም የእስራኤልን ልጆች ማዘዙን ፈጸመ፤ እግዚአብሔርም እንዲህ አለው፡ — ወደ አባሪም ተራራ ውጣና በዚያ ሙት፥ ወንድምህም አሮን እንደ ተሰበሰበ ወደ ሕዝብህ ተከማች።

10 ሙሴም እግዚአብሔር እንዳዘዘው ወጣ፤ እስራኤላውያን ከግብፅ ምድር ከወጡ በአርባኛው ዓመት እንደ እግዚአብሔር ትእዛዝ በዚያ በሞዓብ ምድር ሞተ።
11 የእስራኤልም ልጆች ለሙሴ በሞዓብ ሜዳ ሰላሳ ቀን አለቀሱለት፤ ለሙሴም የልቅሶውና የልቅሶው ወራት ተፈጸመ።

ምዕራፍ 88

1 ሙሴም ከሞተ በኋላ እግዚአብሔር የነዌን ልጅ ኢያሱን።
2 ተነሥተህ ለእስራኤል ልጆች ወደ ሰጠኋት ምድር ዮርዳኖስን ተሻገር፥ ምድሪቱንም የእስራኤልን ልጆች ታደርጋቸዋለህ።
3፤ የእግራችሁ ጫማ የሚረግጥበት ስፍራ ሁሉ ለእናንተ ይሆናል፥ ከሊባኖስ ምድረ በዳ ጀምሮ እስከ ታላቁ ጸራት ወንዝ ድረስ ዳርቻችሁ ይሆናል።
4 በሕይወትህ ዘመን ሁሉ ማንም አይቃወመህም፤ ከሙሴ ጋር እንደ ነበርሁ ከአንተ ጋር እሆናለሁ፤ ብቻ በርታ ጽና፥ ሙሴ ያዘዘህን ሕግ ሁሉ ለመጠበቅ አይዞህ፤ ትከናወንልህ ዘንድ ከመንገዱ ወደ ቀኝም ወደ ግራም አትበል። በምትሠራው ሁሉ.
5 ኢያሱም የእስራኤልን አለቆች፡ — በሰፈሩ እለፉ፥ ሕዝቡንም፡ — በሦስት ቀን ውስጥ ምድሪቱን ትወርሱ ዘንድ ዮርዳኖስን ትሻገራላችሁና ስንቅ አዘጋጅላችሁ፡ ብሎ እዘዙአቸው፡ ብሎ አዘዛቸው።
6 የእስራኤልም ልጆች አለቆች እንዲሁ አደረጉ፥ ሕዝቡንም አዘዙ፥ ኢያሱም ያዘዘውን ሁሉ አደረጉ።
7 ኢያሱም የኢያሪኮን ምድር ይሰልሉ ዘንድ ሁለት ሰዎች ላከ፤ ሰዎቹም ሄደው ኢያሪኮን ሰለሉት።
8 ከሰባት ቀንም በኋላ ወደ ኢያሱ ወደ ሰፈሩ መጥተው። እግዚአብሔር ምድሪቱን ሁሉ በእጃችን አሳልፎ ሰጥቶናል፥ የሚኖሩባትም ስለ እኛ በፍርሃት ቀለጡ፡ አሉት።
9 ከዚያም በኋላ ኢያሱ ከእርሱም ጋር እስራኤል ሁሉ ማልዶ ተነሣ፥ ከሰጢምም ተጓዙ፥ ኢያሱም ከእርሱም ጋር እስራኤል ሁሉ ዮርዳኖስን ተሻገሩ። ኢያሱም ከእስራኤል ጋር ዮርዳኖስን በተሻገረ ጊዜ የሰማንያ ሁለት ዓመት ሰው ነበረ።
10 ሕዝቡም በመጀመሪያው ወር በአሥረኛው ቀን ከዮርዳኖስ ተነሥተው በኢያሪኮ ምሥራቃዊ ማዕዘን በጌልገላ ሰፈሩ።
11 በሙሴም ሕግ እንደ ተጻፈ የእስራኤል ልጆች ከወሩ በአሥራ አራተኛው ቀን በጌልገላ በኢያሪኮ ሜዳ በጌልገላ ፋሲካን አደረጉ።
12፤ በዚያም፡ ጊዜ፡ በፋሲካ፡ ማግሥት፡ መና፡ ቀረ፥ ለእስራኤልም፡ ልጆች፡ መና፡ አጡላቸው ፥ የከነዓን፡ ምድር፡ ፍሬ፡ በሉ።
13 ኢያሪኮም በእስራኤል ልጆች ላይ ፈጽሞ ተዘግታ ነበር፤ የሚወጣም የሚገባም አልነበረም።
14 በሁለተኛውም ወር ከወሩም በመጀመሪያው ቀን እግዚአብሔር ኢያሱን። ተዋጊዎቻችሁም ሁሉ በየቀኑ አንድ ጊዜ ከተማይቱን ዙሩ፤ እንዲሁም ለስድስት ቀን አድርጉ።
15 ካህናቱም ቀንደ መለከቱን ይነፉ፥ የቀንደ መለከቱንም ድምፅ በሰማችኋት ጊዜ ሕዝቡ ሁሉ የከተማይቱ ቅጥር ይወድቃል ብለው ታላቅ እልል ይላሉ። ሕዝቡ ሁሉ እያንዳንዱ በተቃዋሚው ላይ ይወጣል።
16 ኢያሱም እግዚአብሔር እንዳዘዘው ሁሉ እንዲሁ አደረገ።
17 በሰባተኛውም ቀን ከተማይቱን ሰባት ጊዜ ዞሩ፥ ካህናቱም ቀንደ መለከቱን ነፉ።
18 በሰባተኛውም ዙር ኢያሱ ሕዝቡን፡ — እግዚአብሔር ከተማይቱን ሁሉ በእጃችን አሳልፎ ሰጥቶናልና ጨኹ፡ አላቸው።
19 ነገር ግን ከተማይቱና በውስጡ ያለው ሁሉ ለእግዚአብሔር የተረገመ ይሁን፥ የእስራኤልንም ሰፈር እንዳትረግምኑትና እንዳታስቸግሩት እርም ከሆነው ነገር ራሳችሁን ጠብቁ።
20 ነገር ግን ብሩና ወርቅ ናስና ብረቱም ሁሉ ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ይሆናል ወደ እግዚአብሔር ግምጃ ቤት ይገባሉ።
21፤ ሕዝቡም ቀንደ መለከቱን ነፉ፥ ታላቅም እልልታ አደረጉ፥ የኢያሪኮም ቅጥር ፈራረሰ፥ ሕዝቡም ሁሉ እያንዳንዱ በፊቱ ቀጥ ብሎ ወጣ፥ ከተማይቱንም ያዙ፥ በእርስዋም ያለውን ሁሉ ፈጽመው አጠፉ፥ ሰውም ሴትም ታናሽና ሽማግሌ፥ በሬም በግም አህያም በሰይፍ ስለት አላቸው።
22 ከተማይቱንም ሁሉ በእሳት አቃጠሉ። የብርንና የወርቅን የናሱንና የብረት ዕቃዎችን ብቻ ወደ እግዚአብሔር ግምጃ ቤት አኖሩት።
23 በዚያን ጊዜም ኢያሱ፡ — ኢያሪኮን የሚሠራ ሰው ርጉም ይሁን፡ ብሎ ማለ። በበኵር ልጁ ይመሠረታል፥ በታናሹ ልጁም በሮቹን ያቆማል።
24 የይሁዳም ልጅ የዛራ ልጅ የዘብዲ ልጅ የከርሚ ልጅ አካን እርም ከሆነው ነገር ተንኰል አደረገ፥ እርም ከሆነውም ነገር ወስዶ በድንኳኑ ውስጥ ሸሸገው፤ የእግዚአብሔርም ቍጣ ነደደ። በእስራኤል ላይ ተቃጠለ።
25፤ ከዚያም፡ በኋላ፡ የእስራኤል፡ ልጆች፡ ኢያሪኮን፡ ከአቃጥለው፡ በተመለሱ፡ ጊዜ፡ ኢያሱ፡ ሰውን፡ እንዲሰልሉና፡ ይወጉአት፡ ላከ።
26 ሰዎቹም ወጥተው ጋይን ሰለሉት፥ ተመልሰውም፡- ሕዝቡ ሁሉ ከአንተ ጋር ወደ ጋይ አይውጣ፥ ሦስት ሺህ የሚያህሉ ሰዎችም ወጥተው ከተማይቱን ይምቷት፤ ሰዎቿ ጥቂቶች ናቸውና አሉ።
27 ኢያሱም እንዲሁ አደረገ፥ ከእስራኤልም ልጆች ሦስት ሺህ የሚያህሉ ከእርሱ ጋር ወጡ፥ የጋይንም ሰዎች ተዋጉ።
28፤ ሰልፉም፡ በእስራኤል፡ ላይ፡ ጸና፥ የጋይም፡ ሰዎች፡ ከእስራኤል፡ ሠላሳ፡ ስድስት፡ ሰዎች፡ መቱ፡ የእስራኤልም፡ ልጆች፡ ከጋይ፡ ሰዎች፡ ፊት፡ ሸሹ።
29 ኢያሱም ይህን ነገር ባየ ጊዜ ልብሱን ቀደደ፥ እርሱና የእስራኤልም ሽማግሌዎች በእግዚአብሔር ፊት በግምባራቸው ተደፉ፥ በራሳቸውም ላይ ትቢያ ነሰነሱ።
30 ኢያሱም፡- አቤቱ ይህን ሕዝብ ዮርዳኖስን ለምን አሻገርህ? እስራኤላውያን

በጠላቶቻቸው ላይ ጀርባቸውን ከሰጡ በኋላ ምን እላለሁ?

31፤ አሁንም በምድር የሚኖሩ ከነዓናውያን ሁሉ ይህን ነገር ሰምተው ከበቡን፥ ስማችንንም ያጠፋሉ።

32 እግዚአብሔርም ኢያሱን። የእስራኤል ልጆች ኃጢአት ሠርተዋልና እርም የሆነውንም ወስደዋልና ተነሥተህ ውጣ። እርም የሆነውን ነገር ከመካከላቸው ካላጠፉ በቀር ከእነርሱ ጋር አልሆንም።

33 ኢያሱም ተነሥቶ ሕዝቡን ሰበሰበ፥ እንደ እግዚአብሔርም ትእዛዝ ኡሪሙ አመጣ፥ የይሁዳም ነገድ ተያዘ፥ የከርሚም ልጅ አካን ተወሰደ።

34 ኢያሱም አካንን፡ — ያደረግኸውን ልጄ ንገረኝ፡ አካንም፡ አለ፡ — ከምርኮው መካከል የሰናዖርን ጥሩ ልብስና ሁለት መቶ ሰቅል ብር፥ አንድም ክንድ አምሳ ሰቅል የሆነ ወርቅ አየሁ። ተመኘኋቸው ወሰድኳቸውም፥ እነሆም ሁሉም በድንኳኑ ውስጥ በምድር ውስጥ ተደብቀዋል።

35 ኢያሱም ሰዎችን ልኮ ከአካን ድንኳን ወሰዱአቸው፥ ወደ ኢያሱም አመጧቸው።

36 ኢያሱም አካንን እነዚህን ዕቃዎችም ወንዶችና ሴቶች ልጆቹን የእርሱንም ንብረት ሁሉ ወሰደ፥ ወደ አኮርም ሸለቆ አገባቸው።

37፤ ኢያሱም በዚያ በእሳት አቃጠላቸው፥ የእስራኤልም ልጆች ሁሉ አካንን በድንጋይ ወገሩት፥ በላዩም የድንጋይ ክምር አከማቹ፤ ስለዚህም ያንን ስፍራ የአኮርን ሸለቆ ብሎ ጠራው፤ የእግዚአብሔርም ቍጣ ጸለየ፥ ኢያሱም በኋላ መጣ። ወደ ከተማይቱም ተዋጉአት።

38 እግዚአብሔርም ኢያሱን አለው፡ — አትፍራ፥ አትደንግጥ፤ እነሆ፥ ጋይን ንጉሥዋንና ሕዝቧን በእጅህ አሳልፌ ሰጥቻችኋለሁ፥ ከምርኮዋም በቀር በኢያሪኮና በንጉሥዋ እንዳደረግህ ታደርጋለህ። ከብቶቹንም ለራሳችሁ ትዘርፋላችሁ። ከኋላዋ ያለውን ከተማ አድፍጠው ያዙ።

39 ኢያሱም እንደ እግዚአብሔር ቃል አደረገ፤ ከሰልፈኞችም መካከል ሠላሳ ሺህ ጽኑዓን ሰዎች መረጠ፥ ሰደዳቸውም፥ ከተማይቱንም ደበቁ።

40፤ እንዲህም፡ አላቸው፡ እንዲህ፡ አላቸው፡ እንዲህ፡ አላቸው፡ አዘዛቸው።

41፤ ኢያሱም፡ ተዋጋ፥ የከተማይቱም፡ ሰዎች፡ ከከተማይቱ፡ በስተኋላ፡ ተደበቁባቸው፡ እንደ፡ ነበሩባቸው፡ ሳያውቁ፡ ወደ፡ እስራኤል፡ ወጡ።

42፤ ኢያሱና፡ እስራኤላውያንም፡ ኹሉ፡ በፊታቸው፡ ደክመው፡ መሰላቸው፥ በምድረ፡ በዳም፡ መንገድ፡ ሸሹ።

43 የጋይም ሰዎች እስራኤላውያንን ለማሳደድ በከተማይቱ የነበሩትን ሰዎች ሁሉ ሰበሰቡ፤ ወጥተውም ከከተማይቱ ተለዩ አንድ ስንኳ አልቀረም፤ ከተማይቱንም ከፍተው ትተው እስራኤላውያንን አሳደዱ።

44 የተደበቁትም ከስፍራቸው ተነሡ፥ ወደ ከተማይቱም ፈጥነው መጡ፥ ወስደውም አቃጠሉአት፤ የጋይም ሰዎች ተመለሱ፥ እነሆም የከተማይቱ ጢስ ወደ ሰማይ ሲወጣ። በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ማፈግፈግ አልነበራቸውም።

45፤ የጋይም፡ ሰዎች፡ ኹሉ፡ በእስራኤል፡ መካከል፡ ነበሩ፥ አንዱ በዚህ፡ አንዱም፡ በዚያ፡ ወገን፥ መታቸውም፥ ከእነርሱም አንድ ስንኳ አልቀረም።

46፤ የእስራኤልም፡ ልጆች፡ የጋይን፡ ንጉሥ፡ ሜሎሽን፡ በሕይወት፡ ወስደው፡ ወደ ኢያሱ፡ አመጡት፤ ኢያሱም፡ በእንጨት፡ ላይ፡ ሰቀለው፥ ሞተም።

47 የእስራኤልም ልጆች ካቃጠሉአት በኋላ ወደ ከተማይቱ ተመለሱ፥ በእርስዋም ያሉትን ሁሉ በሰይፍ ስለት መቱ።

48 ከጋይም ሰዎች የወጡት ወንድና ሴት ቍጥር አሥራ ሁለት ሺህ ነበረ። እግዚአብሔር ለኢያሱ እንደ ተናገረ የከተማይቱን ከብቶችና ምርኮ ለራሳቸው ወሰዱ።

49 በዮርዳኖስ ማዶ ያሉት ነገሥታት ሁሉ የከነዓንም ነገሥታት ሁሉ የእስራኤል ልጆች በኢያሪኮና በጋይ ያደረጉትን ክፉ ነገር ሰሙ፥ ከእስራኤልም ጋር ሊወጉ ተሰበሰቡ።

50 ነገር ግን የገባዖን ሰዎች እንዳይጠፉ እስራኤላውያንን እንዳይዋጉ እጅግ ፈሩ፥ ተንኰላቸውም ሠሩ፥ ወደ ኢያሱና ወደ እስራኤልም ሁሉ መጡ፥ እንዲህም አሏቸው። ከእኛ ጋር ቃል ኪዳን .

51 የገባዖንም ሰዎች የእስራኤልን ልጆች ደረሱ፥ የእስራኤልም ልጆች ከእነርሱ ጋር ቃል ኪዳን አደረጉ፥ ከእነርሱም ጋር ታረቁ፥ የማኅበሩም አለቆች ማሉላቸው፥ በኋላ ግን የእስራኤል ልጆች ይህን አወቁ። ኅረቤቶቻቸው ነበሩ በመካከላቸውም ይቀመጡ ነበር።

52 የእስራኤልም ልጆች አልገደሉአቸውም፤ በእግዚአብሔር ምለውላቸው ነበርና፥ እንጨት ቆራጮችና ውኃ ቀጂዎች ሆኑ።

53 ኢያሱም አላቸው። በአሞራውያን ነገሥታት ሁሉ ላይ ያደረግህውን ሁሉ ለባሪያዎችህ ስለ ተነገረን፥ በሕይወታችንም እጅግ ፈርተን ይህን ነገር አደረግን ብለው መለሱለት።

54፤ ኢያሱም፡ በዚያ፡ ቀን፡ እንጨቱን፡ ይቈርጡ፡ ውሃም፡ ይቀዱ፡ ዘንድ፡ ሾማቸው፥ ለእስራኤልም፡ ነገድ፡ ኹሉ፡ ባሪያዎች፡ አደረጓቸው ።

55 የኢየሩሳሌምም ንጉሥ አዶኒጼዴቅ የእስራኤል ልጆች በኢያሪኮና በጋይ ያደረጉትን ሁሉ በሰማ ጊዜ ወደ ኬብሮን ንጉሥ ወደ ሆሃም በየርሙትም ወዳለው ወደ ጲራም ንጉሥ ለላኪሶም ወደ ያፍያ ንጉሥ ወደ ዔግሎም ንጉሥ ወደ ዴቤር እንዲህ ሲል ላከ። ,

56 ከእስራኤል ልጆች ጋር የታረቁትን የእስራኤልን ልጆችና የገባዖንን ሰዎች እንመታ ዘንድ ወደ እኔ ውጡና እርዳኝ።

57፤ ተሰበሰቡም፥ አምስቱም የአሞራውያን ነገሥታት ከሰፈራቸው ሁሉ ጋር ወጡ፥ ኃያላንም ሕዝብ እንደ ባሕር ዳር አሸዋ በዙ።

58፤ እነዚህም፡ ነገሥታት፡ ኹሉ፡ መጥተው፡ በገባዖን፡ ፊት፡ ፊት፡ ሰፈሩ፥ የገባዖንንም፡ ሰዎች፡ መዋጋት፡ ጀመሩ፤ የገባዖን፡ ሰዎችም ፡ ኹሉ፡ ወደ፡ አሞራውያን፡ ንጉሥ፡ ነገሥታት ፡ ኹሉ፡ ፈጥነኽ፡ እርዳን፡ ብለው፡ ወደ

ኢያሱ፡ ላኩ። እኛን ለመውጋት ተሰብስበው ነበር።

59፤ ኢያሱና፡ ሰልፈኞቹም፡ ኹሉ፡ ከጌልገላ፡ ወጡ፥ ኢያሱም በድንገት ወደ እነርሱ መጣ፥ እነዚህን፡ አምስቱ፡ ነገሥታት፡ ታላቅ፡ ገድለው፡ መታቸው።

60፤ እግዚአብሔርም፡ በእስራኤል፡ ፊት፡ በእስራኤል፡ ፊት፡ አስፈሪ፡ መታቸው፥ በቤትሖሮንም፡ እስከ፡ መቄዳ፡ ባለው፡ መንገድ፡ አሳደዷቸው፥ ከእስራኤልም፡ ልጆች፡ ፊት፡ ሸሹ።

61 ሲሸሹም እግዚአብሔር ከሰማይ የበረዶ ድንጋይ ሰደደባቸው፥ ከእስራኤልም ልጆች መገደል ይልቅ ብዙዎቹ በበረዶ ድንጋይ ሞቱ።

62 የእስራኤልም ልጆች አሳደዱአቸው፥ በመንገድም መቱአቸው፥ እየሄዱም መቱአቸው።

63፡- ሲመቱም ቀኑ እየመሸ ነበረ፥ ኢያሱም በሕዝቡ ሁሉ ፊት፡ — ፀሐይ ሆይ፥ በገባዖን ላይ ቁም፥ አንቺም ጨረቃ በአያሎን ሸለቆ ሕዝቡ እስኪበቀል ድረስ ቁም አለ። ጠላቶቹ።

64 እግዚአብሔርም የኢያሱን ቃል ሰማ፣ ፀሐይም በሰማያት መካከል ቆመ፣ እናም ሰላሳ ስድስት ጊዜ ቆመ፣ እናም ጨረቃም እንዲሁ ቆመች፣ አንድ ቀንም ሙሉ ለመውረድ አልቸኮለች።

65፤ እግዚአብሔርም፡ የሰውን፡ ቃል፡ የሰማበት፡ ከዚያ፡ በፊት፡ ወይም፡ ከዚያ፡ በኋላ፡ ያለ፡ ቀን፡ አልነበረም፤ እግዚአብሔርም፡ ለእስራኤል፡ ተዋጋ።

ምዕራፍ 89

1 እግዚአብሔርም አሞራውያንን በኢያሱና በእስራኤል ልጆች እጅ አሳልፎ በሰጠበት ቀን ኢያሱ ይህን መዝሙር ተናገረ፤ በእስራኤልም ሁሉ ፊት።

2 አቤቱ፥ ታላቅ ሥራን አደረግህ፤ እንደ አንተ ያለ ማን ነው? ከንፈሮቼ ለስምህ ይዘምራሉ።

3 ቸርነቴና አምባዬ፥ ግንብዬ፥ አዲስ ዝማሬ እዘምርልሃለሁ፥ ከምስጋና ጋር እቀኛልሃለሁ፥ አንተ የመድኃኒቴ ብርታት ነህ።

4 የምድር ነገሥታት ሁሉ ያመሰግኑሃል፤ የዓለም አለቆች ይዘምሩልሃል፤ የእስራኤል ልጆች በማዳንህ ደስ ይላቸዋል፤ ይዘምራሉ ኃይልህንም ያመሰግኑሃል።

5 አቤቱ፥ ለአንተ ተታመንን፤ አንተ አምላካችን ነህ አልን።

6 ወደ አንተ ጮኽን አላፍርምህም በአንተ ታምነናል ድነንም። ወደ አንተ በጮኽን ጊዜ ድምጻችንን ሰማህ፥ ነፍሳችንን ከሰይፍ አዳንህ፥ ጸጋህን አሳየኽን፥ ማዳንህን ሰጠኸን፥ በኃይልህ ልባችንን ደስ አሰኛለህ።

7 አንተ እኛን ለማዳን ወጣህ፥ በክንድህም ሕዝብህን ተቤዠሃቸው። ከቅድስናህ ሰማየ ሰማኸን፥ ከዐሥር ሺህ ሕዝብም አዳነን።

8፤ ፀሐይና ጨረቃ በሰማይ ቆሙ፥ አንተም በመዓትህ በጨቋኞቻችን ላይ ቆምህ፥ ፍርድህንም አዘዝሃቸው።

9 የምድር አለቆች ሁሉ ተነሡ፥ የአሕዛብ ነገሥታት ተሰበሰቡ፥ በፊትህም አልደነገጡም፥ ሰልፍሽንም ተመኙ።

10 በቍጣህ ተነሥተህባቸዋል፥ ቍጣህንም አወርድብባቸው። በቍጣህ አጠፋሃቸው፥ በልብህም ቄረጥሃቸው።

11 አሕዛብ በቍጣህ አልቀዋል፥ መንግሥታትም ከቍጣህ የተነሣ ደከሙ፥ በቍጣህም ቀን ነገሥታትን አቄሰልህ።

12 መዓትህን አፍስሰሃቸው፥ መዓትህንም ያዛቸው። ኃጢአታቸውን በላያቸው መለስህ በኃጢአታቸውም አጠፋሃቸው።

13 ወጥመድን ዘረጋ፥ ወደቁ፥ በመረቡም ተሸሸጉ፥ እግራቸውም ተያዘ።

14፤ በሰይፋቸው፡ ምድሪቱን ወረሱ፥ በክንዱም፡ በከተማው፡ ተቀመጡ፡ ለሚሉ፡ ጠላቶችኽ፡ ኹሉ፡ እጅኽ፡ ተዘጋጀች። ፊታቸውን በኀፍረት ሞላህ፥ ቀንዳቸውንም ወደ ምድር አወረድህ፥ በቍጣህ አስፈራሃቸው፥ በቍጣህም አጠፋሃቸው።

15 ምድር ተናወጠችባቸው ከማዕበሉህም ድምፅ የተነሣ ተናወጠችባቸው፤ ነፍሳቸውን ከሞት አልከለከልሃቸውም ሕይወታቸውንም ወደ መቃብር አወረድሃቸው።

16 በማዕበልህ አሳደድሃቸው፥ በዐውሎ ነፋስህም አጠፋሃቸው፥ ዝናባቸውን በረዶ ለወጥህ፥ በጥልቅ ጉድጓዶችም ወደቁ፥ እንዳይነሡም።

17 ሬሳቸው በመንገድ መካከል እንደ ተለቀቀ ቆሻሻ ነበር።

18 በቍጣህ ጠፉ ጠፍተዋልም፤ ሕዝብህን በኃይልህ አዳንህ።

19፤ ስለዚህ ልባችን በአንተ ሐሤት ያደርጋል፥ ነፍሳችንም በማዳንህ ከፍ ከፍ ትላለች።

20 ምላሳችን ኀይልህን ይናገራሉ፤ ተአምራትህንም እናመሰግንሃለን።

21 ከጠላቶቻችን አድነኸናልና፥ ከሚቃወሙትም አድነኸናል፥ ከፊታችንም አጠፋሃቸው፥ ከእግራችንም በታች አስጨነቅሃቸው።

22፤ አቤቱ፡ ጠላቶችኽ፡ ኹሉ፡ ይጠፋሉ፥ ኀጥኣንም፡ በነፋስ፡ እንደተገፋ፡ ገለባ፡ ይኾናሉ፥ ውድኽም፡ በውሃ፡ ዳር፡ እንደ፡ ተከሉ፡ ዛፎች፡ ይሆናሉ።

23 ኢያሱም ከእርሱም ጋር እስራኤል ሁሉ ነገሥታትን ሁሉ ገድለው ከእነርሱ አንድ ስንኳ አልቀረም ወደ ሰፈር ወደ ጌልገላ ተመለሱ።

24 አምስቱም ነገሥታት ብቻቸውን ከጦርነት ሸሹ፥ በዋሻም ተሸሸጉ፤ ኢያሱም በሰልፍ ሜዳ ፈለጋቸው አላገኛቸውም።

25፤ ከዚያም፡ በኋላ፡ ለኢያሱ፡- ነገሥታቱ፡ ተገኙ፥ እንሆም፥ በዋሻ፡ ውስጥ፡ ተደብቀዋል፡ ብለው፡ ነገሩት።

26 ኢያሱም። የእስራኤልም ልጆች እንዲሁ አደረጉ።

27፤ ኢያሱም፡ እስራኤልን፡ ኹሉ፡ ጠራ፥ የሰልፉንም፡ አለቃዎች፡ አላቸው፡ እግራችሁን፡ በእነዚህ፡ ነገሥታት፡ አንገት፡ ላይ፡ አኑሩ።

28፤ ከዚያም፡ በኋላ፡ ኢያሱ፡ ነገሥታቱን፡ ይገድሉአቸው ዘንድ፡ ወደ፡ ዋሻውም፡ ይጥሉአቸው፡ ዘንድ፡

በዋሻው፡ አፍ፡ ታላላቅ፡ ድንጋዮች፡ ያድጉዋቸው፡ ዘንድ፡ አዘዘ።

29 ከዚያም በኋላ ኢያሱ ከእርሱ ጋር ከነበሩት ሰዎች ሁሉ ጋር ወደ መቄዳ ሄደ፤ እርስዋንም በሰይፍ ስለት መቷ።

30 የከተማይቱንም ነፍሳትና ነፍስ ሁሉ ፈጽሞ አጠፋ፥ በኢያሪኮም እንዳደረገው በንጉሡና በሕዝቡ ላይ አደረገ።

31፤ ከዚያም ወደ ሊብና አለፈ፥ ወጋአትም፤ እግዚአብሔርም በእጁ አሳልፎ ሰጠ፥ ኢያሱም እርስዋንና ነፍሷን ሁሉ በሰይፍ ስለት መታ፥ በእርስዋና በንጉሥዋም ላይ አደረገ። በኢያሪኮ ላይ እንዳደረገው.

32፤ ከዚያም፡ ሊወጋው፡ ወደ፡ ለኪሶ፡ አለፈ፤ የጋዛም፡ ንጉሥ፡ ሆራም፡ የለኪሶን፡ ሰዎች፡ ይረዳ፡ ዘንድ፡ ወጣ፤ ኢያሱም፡ ርሱን፡ ሰው፡ እርሱን፡ እስኪቀርላቸው፡ ድረስ፡ መታ።

33 ኢያሱም ለኪሶንና ሰዎቹን ሁሉ ወሰደ፥ በልብናም እንዳደረገ እንዲሁ አደረገበት።

34 ኢያሱም ከዚያ ወደ ዔግሎን አለፈ፥ ያን ደግሞ ወሰደ፥ እርስዋንና ሰዎቹን ሁሉ በሰይፍ ስለት መታ።

35 ከዚያም ወደ ኬብሮን አለፈ፥ ወጋአትም፥ ወሰዳትም፥ ፈጽሞም አጠፋአት፤ ከዚያም ከእስራኤል ሁሉ ጋር ወደ ደቤር ተመለሰ፥ ወጋአትም፥ በሰይፍም ስለት መታአት።

36፤ በእርስዋም ያሉትን ነፍሳት ሁሉ አጠፋ፥ አንድንም አላስቀረም፤ በኢያሪኮ ላይ እንዳደረገው እንዲሁ በእርስዋና በንጉሡዋ ላይ አደረገ።

37 ኢያሱም የአሞራውያንን ነገሥታት ሁሉ ከቃዴስ በርኔ እስከ ዓዛ መታ፤ እግዚአብሔርም ለእስራኤል ተዋግቶ ነበርና ወዲያውኑ አገራቸውን ወሰደ።

38 ኢያሱም ከእስራኤል ሁሉ ጋር ወደ ሰፈሩ ወደ ጌልገላ መጣ።

39፤ በዚያም፡ ጊዜ፡ የካሶር፡ ንጉሥ፡ ያቢን፡ ኢያሱ፡ በአሞራውያን፡ ነገሥታት፡ ላይ፡ ያደረገውን፡ ኹሉ፡ በሰማ፡ ጊዜ፡ ያቢን፡ ወደ፡ ምድያም፡ ንጉሥ፡ ወደ፡ ዮባጥ፡ ንጉሥ፡ ወደ፡ ሳምሮን፡ ንጉሥ፡ ወደ፡ ላባ፡ ወደ፡ አክሳፍ፡ ንጉሥ፡ ወደ፡ ዮፋል፡ ወደ
ነገሥታትም፡ ነገሥታት፡ ኹሉ፡ ላከ።
አሞራውያንም።

40፤ በሌሎቹም የአሞራውያን ነገሥታት ላይ እንዳደረጉት በኛ ላይ ሳይደርሱ የእስራኤልን ልጆች እንመታቸው ዘንድ ፈጥነን ወደ እኛ ና እርዳን።

41፤ እነዚህም፡ ነገሥታት፡ ኹሉ፡ የአሶርን፡ ንጉሥ፡ የያቢንንን፡ ቃል፡ ሰምተው፡ ዐሥራ፡ ሰባት፡ ነገሥታት፡ ከሰፈራቸው፡ ኹሉ፡ ጋራ፡ ወጡ፥ ሕዝቦቻቸውም፡ በባሕር፡ ዳር፡ ዳር እንዳለ፡ አሸዋ፡ ብዙ፡ ነበሩ፥ በቍጥርም፡ የማያጠሩ ፈረሶችና ሰረገሎች ያዙ። መጥተው በመሮም ውኃ አጠገብ ሰፈሩ፥ ከእስራኤልም ጋር ሊዋጉ ተሰበሰቡ።

42፤ እግዚአብሔርም፡ ኢያሱን፡ እንዲህ፡ አለው፡ አትፍራቸው፡ ዛሬ፡ ዛሬ፡ በዚህ፡ ጊዜ፡ ኹሉ፡ ተገድለው፡ በአንተ፡ አሳልፌ፡ እሰጣችኋለኹ፤ አንተ፡ ፈረሶቻቸውን፡ ትቈርጣለህ፡ ሠረገላቸውንም፡ በእሳት፡ ታቃጥላለኽ።

43፤ እግዚአብሔርም፡ በእስራኤል፡ ልጆች፡ እጅ፡ አሳልፎ፡ ሰጣቸውና፡ ኢያሱ፡ ከሰልፍ፡ ሰዎች፡ ኹሉ፡ ጋራ፡ በድንገት፡ መጥተው፡ መታቸው፡ በእጃቸውም፡ ወደቁ።

44፤ የእስራኤልም፡ ልጆች፡ እነዚህን፡ ነገሥታት፡ ኹሉ፡ ከሰፈራቸው፡ ጋራ፡ አሳደዱአቸው፥ አንድ፡ ሰውም፡ እስኪቀሩ፡ ድረስ፡ መቷቸው፤ እግዚአብሔርም፡ እንደ፡ ተናገረው፡ አደረገባቸው።

45፤ በዚያም፡ ጊዜ፡ ኢያሱ፡ ወደ፡ አሶር፡ ተመለሰ፥ በሰይፍም፡ መታ፥ በእርስዋም ያሉትን፡ ነፍስ፡ ኹሉ፡ አጠፋ፥ በእሳትም፡ አቃጠላት።

46 ከዚያም ወደ አክሳፍ አለፈ፥ በሺምሮንም እንዳደረገው እንዲሁ አደረገ።

47 ከዚያም ወደ ዓዱላም አለፈ፥ በእርስዋም ያሉትን ሰዎች ሁሉ መታ፤ በአክሳፍና በሺምሮን እንዳደረገው እንዲሁ በአዶላም ላይ አደረገ።

48 ከእነርሱም ተለይቶ ወደ መታቸው ወደ ነገሥታቱ ከተሞች ሁሉ አለፈ፥ ከእነርሱም የተረፈውን ሕዝብ ሁሉ መታ፥ ፈጽሞም አጠፋቸው።

49 እስራኤላውያን ምርኮቻቸውንና ከብቶቻቸውን ብቻ ዘረፉ፤ የሰውን ልጅ ሁሉ ገደሉ፤ አንድም ሰው በሕይወት እንዲኖር አልፈቀዱም።

50፤ እግዚአብሔር (ያህዌ)ሙሴን እንዳዘዘው እንዲሁ ኢያሱና እስራኤላውያን ሁሉ አደረጉ፤ ምንም እንኳ አልቀሩም።

51 ኢያሱና የእስራኤልም ልጆች ሁሉ እግዚአብሔር እንዳዘዛቸው የከነዓንን ምድር ሁሉ መቱ፥ ነገሥታቶቻቸውንም ሁሉ ሠላሳ አንድ ነገሥታት መቱ፥ የእስራኤልም ልጆች አገራቸውን ሁሉ ወሰዱ።

52 በዮርዳኖስ ማዶ ካሉት የሴዎንና የዐግ መንግሥት ሌላ፥ ሙሴም ብዙ ከተሞችን ከደበደበ፥ ሙሴም ለሮቤል ልጆችና ለጋዳውያን ለምናሴም ነገድ እኩሌታ ሰጣቸው።

53 ኢያሱም በዮርዳኖስ ማዶ በምዕራብ ያሉትን ነገሥታት ሁሉ መታ፥ ለዘጠኙም ነገድና ለእስራኤል ነገድ እኩሌታ ርስት አድርጎ ሰጣቸው።

54 ኢያሱም ከእነዚህ ነገሥታት ጋር አምስት ዓመት ተዋጋ፥ ከተሞቻቸውንም ለእስራኤላውያን ሰጠ፤ ምድሪቱም በአሞራውያንና በከነዓናውያን ከተሞች ከጦርነት ጸጥ አለች።

ምዕራፍ 90

1 በዚያን ጊዜ የእስራኤል ልጆች ዮርዳኖስን በተሻገሩ በአምስተኛው ዓመት የእስራኤል ልጆች ከነዓናውያን ጋር ካደረጉት ጦርነት ካረፉ በኋላ፥ በዚያን ጊዜ በኤዶምና በኪቲም ልጆች መካከል ታላቅና ጽኑ ጦርነት ሆነባቸው። የኪቲም ልጆች ከኤዶምያስ ጋር ተዋጉ።

2 የኪጢም ንጉሥ አብያኖስ በነገሠ በሠላሳ አንደኛው ዓመት በዚያ ዓመት ወጣ፥ ከእርሱም ጋር ከኪቲም ልጆች ኃያላን ኃያላን ሠራዊት

ጋር ወጣ፥ ልጆቹንም ሊወጋ ወደ ሴይር ሄደ። የኤሳው።

3 የኤዶምያስም ንጉሥ ሃዳድ ወሬውን በሰማ ጊዜ ከብዙ ሕዝብና ከኃይለኛ ሠራዊት ጋር ሊገናኘው ወጣ፥ በኤዶምያስም ሜዳ ከእርሱ ጋር ተዋጋ።

4 የኪቲምም እጅ በዔሳው ልጆች ላይ በረታች የኪቲምም ልጆች ከዔሳው ልጆች ሀያ ሁለት ሺህ ሰዎች ገደሉ የዔሳውም ልጆች ሁሉ ከፊታቸው ሸሹ።

5 የኪቲምም ልጆች አሳደዱአቸው፥ የኤዶምያስም ንጉሥ ሃዳድ ደረሱ፥ እርሱም በፊታቸው እየሮጠ ሄደ፥ በሕይወትም ያዙት፥ ወደ ኪቲም ንጉሥ ወደ አብያኖስ ወሰዱት።

6 አቢያኖስም እንዲገደል አዘዘ፥ በነገሠም በአርባ ስምንተኛው ዓመት የኤዶም ንጉሥ ሃዳድ ሞተ።

7 የኪቲምም ልጆች ኤዶምያስን ማሳደዳቸውን ቀጠሉ፥ ታላቅም ገድለው መቱአቸው፥ ኤዶምያስም ለኪቲም ልጆች ተገዙ።

8 የኪቲምም ልጆች በኤዶምያስ ላይ ነገሡ፥ ኤዶምያስም በኪቲም ልጆች እጅ ሥር ሆነች፥ ከዚያም ቀን ጀምሮ አንድ መንግሥት ሆነች።

9 ከዚያም በኋላ ራሳቸውን ማንሳት አልቻሉም መንግሥታቸውም ከኪቲም ልጆች ጋር አንድ ሆነ።

10 አብያኖስም በኤዶም አለቆችን ሾመ⁝ የኤዶምያስም ልጆች ሁሉ ለአብያኖስ ተገዙና ገብሩ ሆኑ⁝ አብያኖስም ወደ አገሩ ኪቲም ተመለሰ።

11 በተመለሰም ጊዜ መንግሥቱን አደሰ፥ ለራሱም ሰፊና የተመሸገ ቤተ መንግሥት ለንጉሣዊ መኖሪያ ሠራ፥ በኪቲምና በኤዶም ልጆች ላይም ተማምኖ ነገሠ።

12 በዚያም ወራት የእስራኤል ልጆች ከነዓናውያንንና አሞራውያንን ካባረሩ በኋላ ኢያሱ ሸምግሎ ሸምግሎ ነበር።

13⁝ እግዚአብሔርም፡ ኢያሱን፡ አለው፡ አንተ፡ ሸምተሃል፥ በሕይወትኽም፡ አረጀኽ፥ የምድሪቱም፡ ብዙ፡ ሊወረስ፡ ቀርቷል፡ አለው።

14 አሁንም ይህችን ምድር ለዘጠኙ ነገድ ለምናሴም ነገድ እኩሌታ ርስት አድርጋችሁ ክፈሉ⁝ ኢያሱም ተነሥቶ እግዚአብሔር እንዳለው አደረገ።

15 ምድሪቱንም ሁሉ ለእስራኤል ነገዶች እንደ ክፍሎቻቸው ርስት አድርጎ ከፈለ።

16 ለሌዊ ነገድ ግን ርስት አልሰጠም⁝ እግዚአብሔር በሙሴ እጅ ስለ እነርሱ እንደ ተናገረው የእግዚአብሔር ቍርባን ርስታቸው ነው።

17⁝ እግዚአብሔርም፡ በሙሴ፡ የተናገረው፡ እንደ፡ ተናገረ፡ ኢያሱ፡ የኬብሮን፡ ተራራ፡ ለዮፎኒ፡ ልጅ፡ ለካሌብ፡ ከወንድሞቹ፡ አንድ ክፍል፡ ሰጠው።

18⁝ ኬብሮንም ለካሌብና ለልጆቹ እስከ ዛሬ ድረስ ርስት ሆነች።

19⁝ እግዚአብሔርም፡ እንዳዘዘው፡ ኢያሱ፡ ምድሪቱን፡ ኹሉ፡ ለእስራኤል፡ ኹሉ፡ በዕጣ፡ ርስት አድርጎ ከፈለ።

20 የእስራኤልም ልጆች ከርስታቸው ለሌዋውያን ከተሞችን ለከብቶቻቸውም መሰምርያ ንብረታቸውንም ሰጡ እግዚአብሔር ሙሴን እንዳዘዘ የእስራኤል ልጆች እንዲሁ አደረጉ⁝ ታላቅም ሆነ ታናሽ ምድሪቱን በዕጣ ከፋፈሉ።

21 ምድሪቱንም እንደ ወሰናቸው ሊወርሱ ሄዱ⁝ የእስራኤልም ልጆች ለነዌ ልጅ ለኢያሱ በመካከላቸው ርስት ሰጡ።

22 በደብረ ኤፍሬም ያለችውን ተምናሴራክን የፈለጋትን ከተማ በእግዚአብሔር ቃል ሰጡት⁝ ከተማይቱንም ሠርቶ ተቀመጠበት።

23 ካህኑ አልዓዛርና የነዌ ልጅ ኢያሱ የነገድም ልጆች አባቶች አለቆች በእግዚአብሔር ፊት በሴሎ በማደሪያው ደጃፍ አጠገብ ለእስራኤል ልጆች በዕጣ የሰጡአቸው ርስት ይህ ነው ተዉአቸውም። መሬቱን ከመከፋፈል.

24⁝ እግዚአብሔርም፡ ምድሪቱን፡ ለእስራኤላውያን፡ ሰጣቸው፥ እግዚአብሔርም፡ እንደ፡ ተናገረላቸው፥ ለአባቶቻቸውም፡ ማለላቸው፡ ወረሱት።

25 እግዚአብሔርም እስራኤላውያንን በዙሪያቸው ካሉት ጠላቶቻቸው ሁሉ አሳርፎ ሰጣቸው፥ ማንምም አልቆመባቸውም፥ እግዚአብሔርም ጠላቶቻቸውን ሁሉ በእጃቸው አሳልፎ ሰጣቸው፥ እግዚአብሔርም ከተናገረው መልካም ነገር ሁሉ አንድ ነገር አልቀረም። የእስራኤል ልጆች፥ እግዚአብሔርም ሁሉን አደረገ።

26 ኢያሱም የእስራኤልን ልጆች ሁሉ ጠርቶ ባረካቸው፥ እግዚአብሔርንም እንዲያመልኩ አዘዛቸው፥ ከዚያም በኋላ አሰናበታቸው፥ እያንዳንዱም ወደ ከተማው፥ እያንዳንዱም ወደ ርስቱ ሄደ።

27⁝ የእስራኤልም፡ ልጆች፡ በኢያሱ፡ ዘመን፡ ኹሉ፡ እግዚአብሔርን፡ አመለኩ⁝ እግዚአብሔርም፡ ከዙሪያቸው፡ አሳርፎ፡ ሰጣቸው፥ በከተሞቻቸውም፡ ተዘልለው፡ ተቀመጡ።

28 በዚያም ወራት የኪቲም ንጉሥ አብያኖስ በነገሠ በሠላሳ ስምንተኛው ዓመት በኤዶም ላይ በነገሠ በሰባተኛው ዓመት ሞተ፥ በሠራውም ስፍራ ቀበሩት። ራሱ, እና ላቲኑስ በእሱ ምትክ ሃምሳ ዓመታት ነገሠ.

29⁝ በንግሥናውም፡ ጊዜ፡ ሠራዊትን፡ አወጣ፥ ኼዶም፡ የያዋን፡ ልጅ፡ የኤልሳዕን፡ ልጆች፡ የብሪታንያና፡ የቀርናንያን፡ ሰዎች፡ ወጋ፡ አሸነፈም፥ አሸነፋቸውም፡ አደረጋቸው።

30⁝ ኤዶምያስም ከኪቲም እጅ በታች እንደ ዐመፀ ሰማ፥ ላቲኖስም ወደ እነርሱ ቀርቦ መትቶ አስገዛቸው፥ በኪቲምም ልጆች እጅ ሥር አኖራቸው⁝ ኤዶምያስም ከኪቲም ልጆች ጋር አንድ መንግሥት ሆነ። ቀኖቹ.

31 በኤዶምያስም ብዙ ዘመን ንጉሥ አልነበረም⁝ መንግሥታቸውም ከኪቲም ልጆችና ከንጉሣቸው ጋር ነበረ።

32 የእስራኤልም ልጆች ዮርዳኖስን በተሻገሩ በሀያ ስድስተኛው ዓመት የእስራኤል ልጆች ከግብፅ በወጡ በስድሳ ስድስተኛው ዓመት ኢያሱ ሸመገለ፥ ሸመገለውም ዕድሜውም መቶ አሥራ ስድስተኛው ዓመት ሆነ። በእነዚያ ቀናት የስምንት ዓመት ልጅ።

33⁝ እግዚአብሔርም፡ በዙሪያቸው፡ ለነበሩት፡ እስራኤል፡ ኹሉ፡ ከጠላቶቻቸው፡ ኹሉ፡ ካረ

ፋቸው፡ በኋላ፡ ኢያሱ፡ ኹሉ፡ እስራኤልን፡ ኹሉ፡ ሽማግሌዎቻቸውን፡ ዳኛቸውን፡ ዳኛቸውን፡ ሹማምንቶቻቸውን፡ ጠራ። አርጅቻለሁ፥ አርጅቻለሁ፤ እግዚአብሔር ከፊታችሁ ባሳደዳቸው በአሕዛብ ሁሉ ላይ ያደረገውን አይታችኋል፤ የተዋጋላችሁ እግዚአብሔር ነውና።

34 አሁንም የሙሴን ሕግ ቃሎች ሁሉ ትጠብቁና ታደርጋላችሁ፥ ከእርሱም ወደ ቀኝ ወይም ወደ ግራ እንዳትወጡ፥ በምድሪቱም ወደ ቀሩት አሕዛብ እንዳትገቡ። እስከ ዛሬ ድረስ እንዳደረጋችሁት ከአምላካችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ተባበሩ እንጂ የአማልክቶቻቸውን ስም አትጥራ።

35፤ ኢያሱም፡ በዘመናቸው፡ ኹሉ፡ እግዚአብሔርን፡ ያመልኩ፡ ዘንድ፡ የእስራኤልን፡ ልጆች፡ እጅግ፡ መከራቸው።

36፤ እስራኤላውያንም፡ ኹሉ፡- በዘመናችን፡ ኹሉ፡ ለአምላካችን፡ እግዚአብሔርን፡ እናመልካለን፡ እኛና፡ ልጆቻችን፡ ልጆቻችንና፡ ልጆቻችን፡ ልጆቻችንና፡ ዘራችን፡ ለዘለዓለም፡ እናመልካለን።

37፤ በዚያም ቀን ኢያሱ ከሕዝቡ ጋር ቃል ኪዳን አደረገ፥ የእስራኤልንም ልጆች አሰናበተ፥ እያንዳንዱም ወደ ርስቱና ወደ ከተማው ሄደ።

38 በዚያም ወራት የእስራኤል ልጆች ተዘልለው በከተሞቻቸው በተቀመጡ ጊዜ ከግብፅ ያወጡትን የአባቶቻቸውን ነገድ ሣጥኖች እያንዳንዱ በልጆቹ ርስት ቀበሩት። የእስራኤልም ልጆች አሥራ ሁለት የያዕቆብን ልጆች እያንዳንዳቸው በገዛ ልጆቹ ቀበሯቸው።

39 የእስራኤልም ልጆች ከግብፅ ያወጡአቸውን አሥራ ሁለቱን የያዕቆብ ልጆች የቀበሩባቸው ከተሞች ስም ይህ ነው።

40፤ ሮቤልንና ጋድንም በዮርዳኖስ ማዶ ሙሴ ለልጆቻቸው በሰጣቸው በሮም ቀበሯቸው።

41 ስምዖንና ሌዊንም ለስምዖን ልጆች በሰጣቸው በማዳ ከተማ ቀበሩአቸው፤ የከተማይቱም ዳርቻ ለሌዊ ልጆች ነበረ።

42 ይሁዳም በቤተ ልሔም ፊት ለፊት ባለው በብንያም ከተማ ቀበሩ።

43 የይሳኮርንና የዛብሎንን አጥንት ለልጆቻቸው በደረሰበት በሲዶና ቀበሩት።

44 ዳንም በልጆቹ ከተማ በኤሽታኤል ተቀበረ፤ ንፍታሌምንና አሴርን በቃዴስ ንፍታሌም ቀበሩአቸው፤ እያንዳንዱም ለልጆቹ በሰጠው ቦታ ተቀበረ።

45 የዮሴፍንም አጥንት ያዕቆብ ከኤሞር በገዛው በእርሻ ቦታ በሴኬም ቀበሩት፥ ለዮሴፍም ርስት ሆነ።

46 ለብንያምም ልጆች በተሰጡት በኢያቡሳውያን ፊት ለፊት ብንያምን በኢየሩሳሌም ቀበሩት። የእስራኤልም ልጆች እያንዳንዳቸው በልጆቹ ከተማ አባቶቻቸውን ቀበሩ።

47፤ ከሁለት፡ ዓመትም፡ በኋላ፡ የነዌ፡ ልጅ፡ ኢያሱ፡ መቶ፡ ዐሥር፡ ዓመት፡ ኾነው፡ ሞተ፤ ኢያሱም፡ በእስራኤል፡ ላይ፡ የፈረደበት፡ ዘመን፡ ኻያ፡ ስምንት፡ ዓመት፡ ነበረ፤ እስራኤልም፡ በሕይወቱን፡ ኹሉ፡ እግዚአብሔርን፡ አመለከ።

48 የቀረውም የኢያሱ ነገር፥ ሰልፉም፥ እስራኤልንም የገሠጸበት ተግሣጽ፥ ያዘዛቸውም ሁሉ፥ የእስራኤልም ልጆች በዘመኑ የያዟቸው ከተሞች ስም በመጽሐፍ ተጽፎአል። ሙሴና ኢያሱ የእስራኤልም ልጆች በጻፉት በእግዚአብሔር የጦርነት መጽሐፍ ከኢያሱ ለእስራኤል ልጆች የተናገረውን ቃል።

49፤ የእስራኤልም፡ ልጆች፡ ኢያሱን፡ በርስቱ፡ ዳር፡ በተምናሴራኽ፡ ቀበሩት፤ ርሷም፡ በደብረ፡ ኤፍሬም፡ ተሰጠው።

50፤ በዚያም፡ ወራት፡ የአሮን፡ ልጅ፡ አልዓዛር፡ ሞተ፥ በልጁም፡ ፊንዓስ፡ ጋራ፡ በተራራ፡ በኤፍሬም፡ ዘንድ፡ በተሰጡት፡ ኰረብታ፡ ቀበሩት።

ምዕራፍ 91

1 በዚያን ጊዜ ኢያሱ ከሞተ በኋላ የከነዓናውያን ልጆች በምድር ላይ ገና ነበሩ፤ እስራኤላውያንም ሊያወጡአቸው ወሰኑ።

2 የእስራኤልም ልጆች፡ — ከነዓናውያንን ይዋጋቸው ዘንድ አስቀድሞ የሚወጣን ማን ነው? ብለው እግዚአብሔርን ጠየቁት። እግዚአብሔርም ይሁዳ ይወጣል አለ።

3 የይሁዳም ልጆች ስምዖንን፡- ከእኛ ጋር ወደ ዕጣችን ውጣ፥ ከነዓናውያንንም እንወጋዋለን፥ እኛም ደግሞ በዕጣህ ከአንተ ጋር እንወጣለን፤ የስምዖንም ልጆች ከይሁዳ ልጆች ጋር ሄዱ።

4 የይሁዳም ልጆች ወጡ፥ ከነዓናውያንንም ተዋጉ፤ እግዚአብሔርም ከነዓናውያንን በይሁዳ ልጆች እጅ አሳልፎ ሰጣቸው፥ በቤዜቅም አሥር ሺህ ሰዎች መቱአቸው።

5፤ አዶኒቤዜቅንም በቤዜቅ ተዋጉ፥ ከፊታቸውም ሸሸ፥ አሳደዱትም ያዙት፥ ያዙትም፡ የአውራ ጣቶቹንና የእግሩን አውራ ጣት ቈረጡ።

6፤ አዶኒቤዜቅም፡ — አሥር አሥር ነገሥታት እጃቸውንና እግራቸውን የተቈረጡ፥ እኔ እንዳደረግሁ ምግባቸውን ከገበቴ በታች ሰበሰቡ፥ እንዲሁ እግዚአብሔር መለሰልኝ፥ ወደ ኢየሩሳሌምም አመጡት፥ በዚያም ሞተ።

7 የስምዖንም ልጆች ከይሁዳ ልጆች ጋር ሄዱ፥ ከነዓናውያንንም በሰይፍ ስለት መቱ።

8፤ እግዚአብሔርም፡ ከይሁዳ፡ ልጆች፡ ጋራ፡ ነበረ፥ ተራራውንም፡ ወረሱ፤ የዮሴፍም፡ ልጆች፡ ወደ፡ ቤቴል፡ ወጡ፥ ርሷ፡ ሎዛ፡ አለ፥ እግዚአብሔርም ከእነርሱ ጋር ነበረ።

9፤ የዮሴፍም፡ ልጆች፡ ቤቴልን፡ ሰለሉ፥ ጠባቆቹም፡ ከከተማዪቱ፡ ሲወጣ፡ አንድን፡ ሰው፡ አይተው፡ ያዙት፥ ያዘውም፡- እንግዲህ፡ የከተማዪቱን፡ መግቢያ፡ አሳየን፡ እናምርኽኽም፡ አሉት።

10 ያ ሰውም የከተማይቱን መግቢያ አሳያቸው፤ የዮሴፍም ልጆች መጥተው ከተማይቱን በሰይፍ ስለት መቱ።

11 ሰውየውን ከቤተ ሰቡ ጋር አሰናበቱት፥ ወደ ኬጢያውያንም ሄደ ከተማንም ሠራ፥ ስምዋንም ሎዛ ብሎ ጠራው፤ የእስራኤልም ልጆች ሁሉ በከተሞቻቸው ተቀመጡ፥ የእስራኤልም ልጆች

በከተሞቻቸው ተቀመጡ። ፤ የእስራኤልም ልጆች ኢያሱ በነበረበት ዘመን ሁሉ እግዚአብሔርንም አመለኩ፥ ከኢያሱም በኋላ ዕድሜአቸውን በረዘሙት በሽማግሌዎቹም ዘመን ሁሉ እግዚአብሔርን አመለኩ፥ ለእስራኤልም ያደረገውን የእግዚአብሔርን ታላቅ ሥራ አይተዋል።

12 ኢያሱም ከሞተ በኋላ ሽማግሌዎቹ በእስራኤል ላይ አሥራ ሰባት ዓመት ፈረዱ።

13 ሽማግሌዎችም ሁሉ የእስራኤልን ጦርነት ከከነዓናውያን ጋር ተዋጉ፤ እግዚአብሔርም ከነዓናውያንን ከእስራኤል ልጆች ፊት አሳደደ፤ እስራኤላውያንንም በምድራቸው ያኖር ዘንድ።

14 ለአብርሃምና ለይስሐቅም ለያዕቆብም የተናገረውን ቃል ሁሉ ለእነርሱና ለልጆቻቸውም የከነዓናውያንን ምድር ሊሰጣቸው የማላላቸውን መሐላ ፈጸመ።

15 እግዚአብሔርም ለአባቶቻቸው እንደ ማላላቸው የከነዓንን ምድር ሁሉ ለእስራኤል ልጆች ሰጣቸው፤ እግዚአብሔርም በዙሪያቸው ከነበሩት አሳርፎ ሰጣቸው፥ የእስራኤልም ልጆች በከተሞቻቸው ተዘልለው ተቀመጡ።

16፤ እግዚአብሔር፡ ለዘለዓለም፡ ይባረክ፥ አሜን፥ አሜን።

17 ራሳችሁን አጽኑ፥ በእግዚአብሔርም የምትታመኑ ሁሉ ልባችሁ ይጽና። መጨረሻ።